



بيان معاني
القرآن الكريم
باللغة الأمهرية

أكاديمية إفريقية



موسوعة القرآن الكريم
QuranEnc.com



Am25 - s2



የታላቁ ቁርአን

መልዕክት ትርጉም

አፍሪካ አካዳሚ



② جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات، ١٤٤٥ هـ

أكاديمية إفريقيا
بيان معاني القرآن - أمهري / أكاديمية إفريقيا
- ط ١ . . - الرياض، ١٤٤٥ هـ
(٦١٣ ص)؛ .. سم

رقم الإيداع: ١٤٤٥ / ٦٧٤٦
ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٤١٢-٣١-٢

الطبعة الأولى ١٤٤٦ هـ - 1446 ህጅራ ስተም ሰጠጸጸጸጸጸጸ
للتحقق من التحديثات ለመረጃና ለመረጃ



2024-06-11 (V1.0.1)
للتواصل: info@quranenc.com

نحو توفير تفاسير وترجمات موثوقة لمعاني القرآن بلغات العالم



مقدمة

القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين وخالقهم، أنزله على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ﷺ ليبين للبشرية الغاية من خلقهم، ولهدايتهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وتحليصهم من الشقاء الأبدي بعد الموت، وهو آخر الكتب الإلهية نزولاً، مصداقاً لها، وناسخاً لشرائعها.

والقرآن الكريم آية ومعجزة أبدية، وهو دليل على نبوة رسول الله محمد ﷺ، تحدى الله الإنسان والجن على أن يأتوا بمثله بل ولو بسورة منه، فعجزوا عن ذلك.

لم تصل إليه يد التحريف والتبديل منذ نزوله قبل أكثر من ١٤٠٠ سنة، وسيبقى محفوظاً باللغة العربية التي نزل بها، حيث تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه إلى آخر الزمان.

والقرآن الكريم هو المصدر الرئيس للإسلام، والدستور الذي ينظم حياة البشر ويحكمها في كل زمان ومكان، يدعو إلى عبادة الإله الخالق وحده، ويبين ما يحتاجه الإنسان لمعرفة ربه ودينه، وبداية خلق الكون، وأطوار خلق الإنسان، ويخبر عن غيوب ماضية ومستقبلية، وعن قصص أنبياء سابقين عليهم السلام، وكيف نصرهم الله وأهلك أعداءهم، وفيه أصول العبادات والمعاملات والدعوة إلى الأخلاق المحمودة، والتحذير من الأخلاق المذمومة، والمصير في الآخرة؛ إما الجنة دار المؤمنين وإما النار دار الظالمين والكافرين.

ولأهمية هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله باللغة العربية، وأمر بإبلاغه للبشرية؛ يطيب لنا -أيها القارئ الكريم- أن نقدم لك ترجمة لمعانيه بلغتك، تسهلاً لفهمه وتحقيقاً لتبليغه، وقد بذل فريق العمل جهده في فهم معانيه وترجمتها، مع العلم اليقيني أنه مهما بلغت دقة الترجمة فستظل قاصرة عن أداء المعاني العظيمة التي يدل عليها نص القرآن الكريم المعجز الذي يفوق أي عمل بشري، ومن أراد أن يقف على مزيد من الحقائق التي جاء بها القرآن الكريم؛ فنوصيه بتعلم اللغة العربية التي نزل بها. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

موسوعة القرآن الكريم

يمكنك الإطلاع على معاني القرآن الكريم بلغتك من خلال مسح الرمز المرئي (QR Code) بكاميرا الهاتف. يسعدنا أن نستقبل مقترحاتكم وملاحظاتكم لتطوير الترجمة من خلال نافذة الملاحظات الموجودة أمام كل آية في موقع موسوعة القرآن الكريم

www.quranenc.com

وعند الرغبة في التواصل معنا يمكن مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني:

info@quranenc.com

መግቢያ

የተከበረው ቁርአን፣ ለሰው ልጆች የተፈጠሩበትን ዓለማዊ ሊያብራራ፣ በዱንያም ሆነ በመጨረሻውም ዓለም ደስታን ወደሚገናፀፉበት መንገድ ሊመራ፣ ከሞት በኋላ ካለው ዘልባለማዊ መከራም ነፃ አንዲያደርጉ በት የዓለማዊ ጌታ እና ፈጣሪያቸው የነበሩትና መልአክተኞች መደምደሚያ በሆኑት ሙሐመድ ሰላሊታ ዓለይሂ ወሰለም ላይ ያወረደው የአላህ ቃት ነው።

ቅዱስ ቁርአን ዘላለማዊ ምልክትና ተዓምር ነው፣ የአላህ መልአክተኛ ሙሐመድ የአላህ ሰላትና ሰላም በእርሳቸው ላይ ይሰፈን ነብይ ለመሆናቸው ማስረጃ ነው። አላህም የሰው ልጆችንና ጂኖችን የቁራኅንን አምሳያ ቢጤውን፣ አንዲያውም ይባስ ብሎ አንድ ምዕራፍ አንኳ አንዲያመጡ ተወራረዳቸው። ነገር ግን አልቻሉም።

ከ1400 ዓመታት በፊት ከተገለጸበት ጊዜ ጀምሮ የማዛባት እና የመለወጥ አጅ አላረፈበትም፣ እናም በወረደበት የዐረብኛ ቋንቋ ተጠብቆ ይቀያል። ጥራት የተገባው አምላክ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ አንደሚጠብቀው ዋስትና ሰጥቷልና።

ቅዱስ ቁርአን የአስልምና ዋና ምንጭ ነው፣ በማንኛውም ጊዜ እና በታ የሰውን ህይወት የሚያደራጅ እና የሚመራ ህግም ነው። ጥሪውም ብቸኛ የሆነውን ፈጣሪ ወደ ማምለክ ነው። የሰው ልጅ ጌታውን እና ሃይማኖቱን ለማወቅ የሚያስፈልገውን ያብራራል፣ የአጽናፊ ሰማይ ፍጥረት መጀመሪያ እና የሰው ልጅ የፍጥረት ደረጃዎችን ይገልጻል፣ ሰላላምም ይሁን ለወደፊት ስለሚታዩ የራቅ ሚስጥሮች አንዲሁም ስለቀደሙት ነቢያት ታሪክ የአላህ ሰላም በእነርሱ ላይ ይሰፈንና አላህ አንዱን አንዲረዳቸው እና ጠላቶቻቸውንም አንዲጠፋ ይተርካል። በውስጡ የአምልኮና የግብይት መሠረቶች፣ ወደ መልካም ሥነ-ምግባርም መጣራት፣ ከወራሪ ሥነ-ምግባርም ማስጠንቀቂያን ይዟል። በመጨረሻይቱም ዓለም ስላለው ዕጣ ፈንታ፣ ወይ የምስክርናን መኖር ወደሆነችው ጃነት ወይ የበዳዮችና

የከላዲዎች መኖር ወደሆነችው ጃህነም መሆኑን ይገልጻል።

አላህ በዐረብኛ ቋንቋ ባወረደው እና ለሰው ልጆች ሁሉ አንዲደርስ (አንዲተላለፍ) ካዘዘበት የዚህ ታላቅ መጽሐፍ አስፈላጊነት አንፃር አኛም - ውድ አንባቢ ሆይ! - የቁርአኑን መልዕክት በቀላሉ አንዲረዱ ለማስቻልና ለማድረስም ሲባል የመልዕክቱን ትርጉም በቋንቋዎ ስናቀርብልዎ አጅግ ደስታ ይሰማናል፣ የሰራ-ቡድኑ ትርጉሙን ለመረዳት እና ለመተርጎም የተቻለውን ሁሉ ጥረት አድርጓል። ትርጉሙ የቱንም ያህል ትክክለኛና በጥንቃቄ የተሠራ ቢሆንም ከሰው ሥራ አጅጉን የላቀ የሆነው የቅዱስ ቁርአን ተአምራዊ ዋና ጽሑፍ (ነስ) የሚያመለክተውን መልዕክት ትርጉም ሙሉ በሙሉ መገለጽ አንደሚይቻል በእርግጠኝነት ማወቅ ይገባል። በመሆኑም ቅዱስ ቁርአን የያዘውን ተጨማሪ አውነታዎች ላይ ለመድረስ ከፈለጉ ቁርአኑ የወረደበትን ዐረብኛ ቋንቋ አንዲማሩ አንመክሮታለን።

በመልክተኞቹም ላይ ሰላም ይሁን፣ ምስጋና ሁሉ ለአላህ የተገባ ነው።

የተከበረው ቁርአን ኢንሳይክሎፔዲያ

* በቅዱስ ቁርአን ኢንሳይክሎፔዲያ ድህረ ገጽ

(www.quranenc.com)

ላይ በአያንዳንዱ አንቀጽ ፊት ለፊት ባለው የማስታወሻ መስኮት ለትርጉሙ አድጎት ያሎትን ጥቅማዎቻና አስተያየት ስንቀበል በደስታ ነው። አኛን ማግኘት ከፈለጉ በኢሜል ሊልኩልን ይቸላሉ።

info@quranenc.com

<h2 style="margin: 0;">ሱረቱ አል-ፋቲሃ</h2>
--

- | | |
|--|---|
| 1. በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራለሁ):: | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ① |
| 2. ምስጋና ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአሊህ ይገባው። | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② |
| 3. እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ ለሆነው። | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③ |
| 4. የፍርዱ ቀን ባለቤት ለሆነው (ለአላህ ብቻ ይገባው)። | مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ |
| 5. (ሙስሊሞች ሆይ! ጌታችሁን) አንተን ብቻ እንገዛለን። ካንተም ብቻ እርዳታን እንለምናለን (በሉ)። | إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤ |
| 6. ቀጥተኛውን መንገድ ምራን። | أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥ |
| 7. የእነዚያን ለእነርሱ በጎ የዋልክላቸውን፤ በእነርሱ ላይ ያልተቆጣህባቸውንና ያልተሰሰቱትንም ሰዎች መንገድ (ምራን በሉ)። | صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦ |

ሱረቱ አል-በቀራህ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. አሊፍ ፤ ላም ፤ ሚም ፤ ﴿١﴾

2. ይህ መጽሐፍ (ቁርአን) (ከአላህ የተወረደ ለመሆኑ) ምንም ጥርጥር የለበትም:: አላህን ለሚፈሩም ሁሉ መመሪያ ነው:: ﴿٢﴾

3. ለእነዚያ በሩቁ ነገር ለሚያምኑት፤ ሰላትንም ደንቡን ጠብቀው ለሚሰግዱት፤ ከሰጠናቸው ሲሰይም ለሚሰግሱ:: ﴿٣﴾

4. ለእነዚያም ወደ አንተ በተወረደው መጽሐፍና ካንተ በፊትም በተወረዱት መጽሐፍት ሁሉ ለሚያምኑ፤ በመጨረሻው ቀን መኖርም ለሚያረጋግጡ ሰዎች ሁሉ (መመሪያ ነው):: ﴿٤﴾

5. እነዚያ (የተጠቀሱትን ባህሪያት የሚላበሱ ሰዎች ሁሉ) በጌታቸው መመሪያ ላይ በትክክል የሚጓዙ ናቸው:: ፍላጎታቸውን ያገኙትም እነርሱ ብቻ ናቸው:: ﴿٥﴾

6. (መልዕክተኞችን ሙሉሙድ ሆይ!) እነዚያ (በአላህ ፤ በአንተ መልዕክተኛነትና በአላህ አናቅጽ) የካዱት ሰዎች ብታስጠነቅቃቸውም ባታስጠነቅቃቸውም ለእነርሱ ሁሉም እኩል ነው:: (ምንም ለውጥ አያመጣም) አያምኑምና:: ﴿٦﴾

7. አላህ እነዚያ እውነትን እያወቁ የካዱ ሰዎችን በልቦቻቸው እና በመስሚያቸው ላይ አትሞባቸዋል:: በዓይኖቻቸው ላይም መሸፈኛ አለ:: ለእነርሱም በጀህነም ውስጥ ከባድ ቅጣት አለባቸው:: ﴿٧﴾

8. ከሰዎች መካከል ለይስሙላ «በአላህና በመጨረሻው ቀን አምነናል» የሚሉ ክፍሎች አሉ:: እነርሱ ግን (የሚዋሹ እንጂ) ትክክለኛ አማኞች አይደሉም:: ﴿٨﴾

9. አላህንና እነዚያን በትክክል በአላህ ያምኑትን ሰዎች ያታልላሉ:: ነገር ግን በዚህ ተግባራቸው ነፍሶቻቸውን እንጂ ሌላን ማንንም አያታልሉም:: እነርሱ ግን ይህ መሆኑን በትክክል አያውቁም:: ﴿٩﴾

10. በልቦቻቸው ውስጥ (የንፍቅና) በሽታ ሰርጿል:: አላህም ሌላን በሽታ ጨመረባቸው:: ለእነርሱም ይዋሹ በነበሩበት ምክንያት አሳማሚ ቅጣት አለባቸው:: ﴿١٠﴾

11. በምድር ላይ ሁከትን አትፍጠሩ በተባሉ ጊዜ እኛ እኮ አስተካካዮች ነን ይላሉ።
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

12. (ሙስሊሞች ሆይ!) አስተውሉ። አጥፊዎች እነርሱ ብቻ ናቸው። ግን እነርሱ ይህንን አይገነዘቡም።
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

13. «ሰዎቹ እንዳመኑት ሁሉ እናንተም እመኑ» በተባሉ ጊዜ «ቂሎቹ እንዳመኑት እናምናለን?» ይላሉ። (ሙስሊሞች ሆይ!) አስተውሉ። ቂሎቹ እነርሱ ብቻ ናቸው። እነርሱ ግን ይህንን አያውቁም።
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا كَمَا عَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

14. ከእነዚያ በአላህ በትክክል ካመኑት ሰዎች ጋር በተገናኙ ጊዜ «እኛም (ልክ እንደ እናንተው) አምናል» ይላሉ። ወደ ሰይጣኖቻቸው ባገለሉ ጊዜ ደግሞ «እኛ እኮ ከእናንተ ጋር ነን፤ እኛ በእነርሱ ተሳላቂዎች ብቻ ነን» ይላሉ።
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ ﴿١٤﴾

15. አላህ በእነርሱ ይሳለቅባቸዋል። በአመጸቸውም ውስጥ የሚዋልሉ ሲሆኑ ያቆዩቸዋል።
اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

16. እነዚህ እነዚያ ስህተትን በቅንነት የገዙ (የለወጡ) ሰዎች ናቸው። እናም ንግዳቸው ትርፋማ አይደለም። ቅኑን መንገድም አልተከተሉም።
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

17. የእነርሱ ንፍቅና ምሳሌ ልክ እንደዚያ እሳትን እንዳይደደና ከዚያ በዙፊው ያለውን ሁሉ ባበራችላት ጊዜ አላህ ብርሃናቸውን እንደወሰደባቸው እና በጨለማዎች ውስጥ የማያዩ ሆነው እንደተዋቸው ብጤ ነው።
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾

18. እነርሱ (ሐቅን የማይሰሙ) ደንቆሮዎች፤ (ሐቅን የማይናገሩ) ዲዳዎች፤ (ሐቅን የማያዩ) እውሮች ናቸው። ስለዚህ እነርሱ (ከስህተት) አይመለሱም።
صُمٌّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

19. ወይም (ምሳሌያቸው) ከሰማይ እንደወረደ ዝናብ (ባለቤቶች) ነው። በእርሱ (በደመናው) ውስጥ ጨለማዎች፤ ነገድጓድና ብልጭታ ያሉበት ሲሆን ከሙብረቆቹ ሊመጣ ከሚችል ጥቃት ሞትን በመፍራት ጥቶቻቸውን በጀሮዎቻቸው ውስጥ እንደሚያደርጉ ሰዎች ቢጤ ነው። አላህ ከሐዲያንን (በእውቀቱ) ከባቢ ነው።
أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِيٓ عَادَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

20. ብልጭታው ዓይኖቻቸውን ሊነጥቅ ይቀርባል። ለእነርሱ ባበራላቸው ቁጥር በውስጡ ይሄዳሉ። በእነርሱም ላይ ባጨለመባቸው ጊዜ ደግሞ ይቆማሉ። አላህ በፈለገ ኖሮ መስሚያዎቻቸውንና
يَكَادُ الْبَرْقُ يَحْطِفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ

ማያዎቻቸውን ይወስድባቸው ነበር። አላህ በነገሮች ሁሉ ላይ ቻይ ነው።
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥﴾

21. እናንተ ሰዎች ሆይ! ያን እናንተንና እነዚያን ከናንተ በፊት የነበሩትን የፈጠረውን ጌታችሁን (አላህን) በብቸኝነት ተገዙት። ቅጣትን ልትጠነቀቁ ዘንድ።
يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦﴾

22. እርሱ (አላህ) ያ ለእናንተ ምድርን ምንጣፍ፤ ሰማይን ጣራ ያደረገ ጌታ ነው። ከሰማይ ዳመና ውሃን ያወረደና ከዚያ በውሃው ከፍሬዎች ሁሉ ለእናንተ ሲሰጥ ያወጣላችሁ ነው። እናም (ብቸኛ ፈጣሪነቱን) የምታውቁ ስትሆኑ ለአላህ (በአምልኮ) አጋሮችን አታድርጉ።
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

23. (እናንተ ሰዎች ሆይ!) በአገልጋዮችን (በሙሐመድ) ላይ ባወረድነው (ቁርአን) በመጠራጠር ላይ ከሆናችሁም ከእርሱ ጋር ሊወዳደር የሚችል አንድ ምዕራፍ እንኳን እስቲ አምጡ። እውነተኛች እንደሆናችሁ ከአላህ ሌላ ረዳቶቻችሁንም ሁሉ ጥሩ።
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨﴾

24. (ይህንን) ባትሰሩ ግን በርግጥም አትሰሩትምና (አትፈጽሙትምና) ከዚያች መቀጣጠያዎ ሰዎችና ድንጋዮች ከሆነው ከገሀነም እሳት ራሳችሁን ጠብቁ። ለከላዲያን ሁሉ ተደግሳላችና።
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩﴾

25. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ በትክክል በአላህ የመኑትንና መልካም ተግባራትን የሰሩትን ሰዎች ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው ገንቶች ያሏቸው መሆኑን አብስራቸው። በእርሷም ፍራፍሬ በተለገሱ ቁጥር (ፍሬዎቿ ስለሚመሰሰሉ) «ይህማ ያ ከአሁን በፊት የተመገብነው ነው።» ይላሉ። (እርሱ ተመሳሳይ ሆኖ ይሰጣቸዋል) ለእነርሱም በውስጧ ንጹህ ሚስቶች አሏቸው። እነርሱም በውስጧ ዘውታሪዎች ናቸው።
وَيُبَيِّرُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رَّزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَنُؤُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠﴾

26. አላህ ማንኛውንም ነገር ትንኝም ትሁን ከሷም በላይ የሆነን ነገር ምሳሌ ከማድረግ አያፍርም። እነዚያማ ያመኑት ምሳሌው ከጌታቸው የተነገረ እውነት መሆኑን ያውቃሉ። እነዚያ የካዱ ግን «አላህ በዚህ አባባል ምንን ምሳሌ ፈልጎበት ነው?» ይላሉ። አላህ በምሳሌው ብዙዎችን ያሳስታል። በእርሱም ብዙዎችን ያቀናል። በእርሱም አመጸኞችን እንጂ ሌላን አያሳስትም።
إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعِيزُ أَنْ يُضْرَبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿١١﴾

27. እነዚያ የአላህን ቃል ኪዳን ከጠበቀ በኋላ የሚያፈርሱ፤ እንዲቀጠልም አላህ ያዘዘውን ነገር የሚቆርጡ፤ በምድር ላይ ሁከት የሚፈጥሩ ከሳሪዎች እነርሱ ብቻ ናቸው።

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٢٧﴾

28. (እናንተ ከሓዲያን ሆይ!) ሙታን የነበራችሁትን ሕያው ያደረጋችሁ፤ ከዚያም የሚገድላችሁ፤ ከዚያም ሕያው የሚያደርጋችሁና ከዚያም ወደ እርሱ የምትመለሱ ስትሆኑ እንዴት በአላህ ትክክላችሁ!

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

29. አላህ ያ በምድር ውስጥ ያለውን ሁሉ ለእናንተ ጥቅም ሲል የፈጠረ ጌታ ነው። ከዚያም ወደ ሰማይ አሰበና ሰባት ሰማያት አደረጋቸው። እርሱ ሁሉን ነገር አዋቂ ነውና።

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

30. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ ለመላዕክት «እኔ በምድር ላይ (ምትክ) ወኪል ላደርግ ነው።» ባለ ጊዜ (የሆነውን ለህዝቦችህ አስታውስ)። «እኛ ከማመስገን ጋር የምናጠራህ፤ የምናሞግስህ ስንሆን በምድር ውስጥ የሚያጠፉትንና ደሞችንም የሚያፈሱትን ታደርጋለህን?» አሉ። አላህም «እኔ እናንተ የማታውቁትን ነገር ሁሉ አውቃለሁ» አላቸው።

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

31. ለአደምም ስሞችን ሁሉ አስተማረው። ከዚያም በመላዕክት ላይ (ተሰያሚዎቻን) አቀረባቸው። «እውነተኛች ከሆናችሁ የእነዚህን ተሰያሚዎች መጠሪያ ንገሩኝ?» አላቸው።

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هٰٓؤُلَآءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٣١﴾

32. እነርሱም «ጥራት ይገባህ አንተ ካስተማርከን ነገር በስተቀር እኛ ምንም እውቀት የለንም። አንተ ብቸኛው ጥበብኛና አዋቂው ነህና» አሉ።

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾

33. አላህም «አደም ሆይ! ስሞቻቸውን ንገራቸው።» አለው። ከዚያም ስሞቻቸውን በነገራቸው ጊዜ «እኔ የሰማያትንና የምድርን ፍቅ ምስጢር አውቃለሁ። የምትገልጹትንና ያንንም ትደብቁት የነበራችሁትን ሁሉ አውቃለሁ አላልኳችሁምን?» አላቸው።

قَالَ يَتَّادَمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالُوا أَنْبَأْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُنْبِذُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾

34. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) መላዕክትን «ለአደም ስገዱ» ባልን ጊዜ የሆነውን አስታውስ። ከዲያብሎስ በቀር መላዕክት ሁሉም ወዲያውኑ ሰገዱ። እርሱማ እምቢ አለ። ከራም። ከከሓዲያንም ሆነ።

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ۗ إِلَّا إِبٰلِيسَ أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾

35. «አደም ሆይ! አንተና ሚስትህ በገንት ውስጥ ተቀመጡ። በእርሷም ውስጥ በፈለጋችሁት ስፍራ በሰፊው ተመገቡ። ግን ከበደለኞች ትሆናላችሁና ይህችን ዛፍ አትቀረቡ።» አልናቸው።

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

36. ሰይጣንም ከእርሷ አሳሳታቸው። ከነበሩበትም ገንት አወጣቸው። «ከፊላችሁ ለከፊሉ ጠላት ሲሆን ሁላችሁም (ወደ ምድር) ውረዱ። ለእናንተም በምድር ላይ እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ መርጊያና መጠቀሚያ አላችሁ።» አልናቸው።

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

37. ከዚያም አደም ከጌታው የመታረቁያ ቃል ተማረ። ጌታውም ተማጽኖውን ተቀበለው። አላህ ጸጸትን ተቀባይና አዛኝ ነውና።

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

38. «ሁላችሁም (አደም፣ ሐዋና ሰይጣን) በአንድ ሆናችሁ ከገንት ወደ (ምድር) ውረዱ አልናቸውም። ከዚያም ከእኔ የሆነ መመሪያ ቢመጣላችሁ መመሪያዬን የተከተሉ በእነርሱ ላይ ስጋትም ትካዜም የለባቸውም።

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

39. «እነዚያም በመልዕክተኞቻችን የካዱና በራዕዮችን ያስተባበሉ ሁሉ ግን እነርሱ በውስጧ ዘውታሪዎች ሲሆኑ የእሳት (ገሀንም) ጓዶች ናቸው።» (አልናቸው።)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

40. እናንተ የኢስራኢል ልጆች ሆይ! ያችን በእናንተ ላይ የለገስኳትን ጸዖዬን አስታውሱ። ቃል ኪዳኔንም ሙሉ። እኔም ቃልኪዳናችሁን እምላላችኋለሁና። እኔንም ብቻ ፍሩኝ።

يٰۤبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَأَرْحَمُونَ ﴿٤٠﴾

41. (እናንተ የኢስራኢል ልጆች ሆይ!) ከናንተ ጋር ያለውን መጽሐፍ እውቅና የሚሰጥ ሆኖ ባወረድኩት (ቁርአን) እመኑ። በእርሱም የመጀመሪያ ከሐዲያን አትሁኑ። በአንቃጾቼ ጥቂት ገንዘብ አትለውጡ። እኔንም ብቻ ፍሩኝ።

وَمَا آمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰئِكَ بِعَدِيٍّ ۗ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَأَتَّقُونَ ﴿٤١﴾

42. እውነቱን ከውሸት ጋር አትቀላቅሉ። እናንተም የምታውቁ ስትሆኑ እውነትን አትደብቁ።

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

43. ሰላትን ደንቡን ጠብቃችሁ ስገዱ። ዘካንም ለተገቢው አካል ስጡ። ለጌታችሁም ከአጎንባሾች ጋር አጎንብሱ። (ከስጋጆች ጋር ስገዱ)።

الرَّكْعَيْنِ ﴿٤٣﴾

44. እናንተ መጽሐፍን የምታነቡ ሆናችሁና ሰዎችን በበጎ ስራ እያዘዘችሁ ራሳችሁን በመልካም ምግባር ከማነጽ ትዘነጋላችሁን? አታስተውሉምን?

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٤٤﴾

45. በመታገስና በሰላትም ተረዱ። እርሷ (ሰላት) **وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ**
 በፈረዎች ላይ እንጂ በሌላው ላይ በእርግጥ ከባድ **إِلَّا عَلَى الْخَشِيِّينَ ﴿٤٥﴾**
 ናት።

46. እነዚያ ከጌታቸው ጋር እንደሚገናኙና ወደ እርሱ **الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ**
 ተመለሾች መሆናቸውን የሚያረጋግጡ ናቸው። **رَاجِعُونَ ﴿٤٦﴾**

47. የእስራኤል ልጆች ሆይ! ያችን በናንተ ላይ **يَبْنَئِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ**
 የለገስኳትን ጸጋዬንና እኔም በዓለማት ላይ **عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾**
 ያበለጥኳትሁ (አባቶቻችሁን በጊዜያቸው ከነበሩት ዓለማት ያበለጥኩዎቸው) መኾኔን አስታውሱ።

48. ማንኛውም ነፍስ ከሌላው ነፍስ ምንም **وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ**
 የማትመነዳበትን፤ ከእርሷም ምልጃን **شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ**
 የማይቀበሉባትን፤ ከእርሷም ቤዛ የማይያዝባትንና **مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾**
 እነርሱም በየትኛውም አካል የማይረዱበትን ቀን ቅጣት ፍሩ (ተጠንቀቁ)።

49. ከፈርዖን ቤተሰቦች (ከጎሳዎቹ) ብርቱን ቅጣት **وَإِذْ تَحْيَيْنَ لَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ**
 የሚያቀምሷችሁ፤ ወንዶች ልጆቻችሁን የሚያርዱና **يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَدْحُونَ**
 ሴቶቻችሁን የሚተው ሲሆኑ ከእነርሱ ባዳንናችሁ ጊዜ **أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي**
 (የሆነውን ታሪክ አስታውሱ)። ያ ክስተት ከጌታችሁ **ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾**
 ለእናንተ ታላቅ ፈተና ነበር።

50. (እናንተ የእስራኤል ልጆች ሆይ!) በእናንተ **وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْحَيْنَ لَكُمْ**
 ምክንያት ባህሩን በከፈልን ጊዜ የሆነውን ታሪክም **وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنَّهُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾**
 አስታውሱ። ወዲያውኑም አዳንናችሁ። የፈርዖንንም ቤተሰቦች ዓይናችሁ እያየ አሰመጥናቸው።

51. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ሙሳ የአርባ **وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ**
 ሌሊትን ቀጠሮ ከእኛ በወሰደበት ጊዜ (የሆነውን ታሪክ **الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿٥١﴾**
 ለህዝቦችህ አስታውሱ)። ከዚያም ከእርሱ (ሙሄድ) በኋላ እናንተ ራሳችሁን በዳዩች ስትሆኑ ወይፈንን አምላክ አደረጋችሁ።

52. (ቢሆንም) ከዚያ በኋላ ታመሰግኑ ዘንድ ለእናንተ **ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ**
 ምህረትን አደርግን። **تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾**

53. (እናንተ የእስራኤል ልጆች ሆይ! ወደ ትክክለኛው **وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ**
 መንገድ) ትመሩ ዘንድ ለሙሳ እውነትንና ውሸትን **لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾**
 የሚለይን መጽሐፍ በሰጠነው ጊዜ (የዋልንላችሁን ውለታ አስታውሱ)።

54. (የእስራኤል ልጆች ሆይ!) ሙሳ ለሕዝቦቹ **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِنَّا كُ**
 (እንዲህ) ባለም ጊዜ የዋልነውን ውለታ አስታውሱ። **ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ**
 «ሕዝቦቼ ሆይ! እናንተ ወይፈንን አምላክ **فَتَوَبُّوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ**
 በማድረጋችሁ ነፍሶቻችሁን በደላችሁ። በመሆኑም

ወደ ፈጣሪያችሁ ተመለሱ። ከመካከላችሁ ወንጀለኛ ወገኖቻችሁን ግደሉ። ይሃችሁ ድርጊት በፈጣሪያችሁ ዘንድ ለእንግዳት በላጭ ነው። በእናንተም ላይ ምህረቱን አወረደ። እነሆ እርሱ (አላህ) ጸጸትን ተቀባይ ምህረተኛ አዛኝ ነው።

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾

55. (የኢስራኢል ልጆች ሆይ!) «ሙሳ ሆይ! አላህን በይፋ እስከምናይ ድረስ ለአንተ በፍጹም አናምንገለንም።» ባላችሁ ጊዜ (የሆነውን ታሪክ አስታውሱ)። እናንተም በዓይናችሁ እየተመለከታችሁ መብረቅ መታችሁ።

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اَللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذْتُكَ مِنَ الصَّعِقَةِ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾

56. ከዚያም ታመሰግኑ ዘንድ ከሞታችሁ በኋላ አስነሳናችሁ።

ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

57. (የኢስራኢል ልጆች ሆይ!) በናንተ ላይ ዳመናን አጠለልን። እንደ ነጭ ማር ያለ «መንን» እና ድርጭትን ለምግብነት አወረድን። «ከሰጠናችሁም ጣፋጮችን።» ብሉ አልን። እኛን አልበደሉንም። ነፍሶቻቸውን ግን ይበድሉ ነበር።

وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلْوٰى كُلّٰوًا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْتَكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾

58. (የኢስራኢል ልጆች ሆይ!) «ወደዚህች ከተማ ግቡ። ከእርሷም ከፈለጋችሁት ስፍራ የፈለጋችሁት መልኩ ተመገቡ። በናንም አጎንበሳችሁ ግቡ። <ጥያቄያችንም የኃጢአቶቻችን መሰረዝ ነው።> በሉ። ኃጢአቶቻችሁን እንምራለን ለበጎ ሰሪዎችም ምንዳ እንጨምርላቸዋለን።» ባልን ጊዜ የሆነውን አስታውሱ።

وَإِذْ قُلْنَا اَدْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَاَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوْا الْاَبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَيَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

59. እነዚያም እራሳቸውን የበደሉት እነርሱ ከተባሉት ሌላን ቃል ለወጡ። በነዚያም በበደሉት ላይ ያመጹ በመሆናቸው ምክንያት መቅሰፍትን ከሰማይ አወረድንባቸው።

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلٰى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمٰوٰءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾

60. (የኢስራኢል ልጆች ሆይ!) ሙሳ ለሕዝቦቹ የመጠጥ ውሃን በፈለገ ጊዜ የሆነውን ታሪክ አስታውሱ። «ድንጋዩን በዘንግህ ምታው።» አልነው። መታወም ከእርሱም አስራ ሁለት ምንጮች ፈለቁ (ፈንዳ)፤ ሰዎቹ ሁሉ በትክክል መጠጫቸውን አወቁ። «ከአላህ ሲሳይ ብሉ፤ ጠጡም፤ አመጸኞችም ሆናችሁ በምድር ላይ አታበላሹ።» (አልናቸው)።

*وَإِذْ اَسْتَسْقٰى مُوسٰى لِقَوْمِيْهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْاَحْجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اٰتْنٰتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاثِيْنَ مَشْرَبَهُمْ كُلّٰوًا وَاَشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اَللّٰهِ وَلَا تَعْمَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٦٠﴾

61. (የኢስራኢል ልጆች ሆይ!) «ሙሳ ሆይ! በአንድ ዓይነት ምግብ ላይ በፍጹም አንታገስም። ስለዚህ ጌታህ ከእነዚያ ምድር ከምታበቅላቸው ከቅጠላ ቅጠሏ፤ ከዱባባ፤ ከስንዴቀ፤ ከምስረጽና ከሽንኩርቷ

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامِ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْمِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيْهَا

ያወጣልን ዘንድ ለምንልን?» (ባላችሁም ጊዜ የሆነውን ታሪክ አስታውሱ)። ሙሳም «ያንን ዝቅተኛ የሆነውን በዚያ ከፍተኛና በላጭ በሆነው ነገር ልትተኩት ፈልጋላችሁን? ወደ ከተማ ውረዱ። የጠየቃችሁትን ነገር ታገኛላችሁና?» አላቸው። ውርደትና ድህነት ተጣለባቸው። በአላህም ቁጣ ተመለሱ። ይህ እነርሱ በአላህ ተዐምራት ይክዱና ነብያትንም ያለ አግባብ ይገድሉ ስለነበሩ፤ በኃጢአትም ላይ በመዘፈቃቸውና እንዲሁም ወሰንን የሚያልፉ በመሆናቸው ነው።

وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهَيْطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦٢﴾

62. እነዚያ በአላህ ያመኑ፣ እነዚያ አይሁዳውያን፣ ክርስቲያኖችና ሳቢያኖችም ሁሉ ከእነርሱ መካከል በአላህና በመጫረሻው ቀን ያመኑና መልካምን ስራ የሰሩ ሁሉ በእነርሱ ላይ (ምንም ይደርስብናል ብለው) ፍርሀት የለባቸውም። (ምንም ነገር ያመልጠናል ብለው) አያዝኑምም።

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰرِئِينَ وَالصَّٰلِئِينَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٣﴾

63. (የኢስራኢል ልጆች ሆይ!) ከበላያችሁ የጡርን ተራራ ያነሳን ሆነን «(ከእሳት ቅጣት) ትጠበቁ ዘንድ የሰጠናችሁን በርትታችሁ ያዙ። በውስጡ ያለውን ነገር አስታውሱ።» ብለን የጠበቀ ቃል ኪዳናችሁን በያዝንበት ጊዜ የሆነውን ታሪክ (ልብ በሉ)።

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٤﴾

64. ከዚያም ከዚህ በኋላ ቃልኪዳኑን ተዋችሁ። በእናንተም ላይ የአላህ ችሮታና እዝነቱ ባልነበረ ኖሮ በትክክል ከጠፈ ህዝቦች በሆናችሁ ነበር።

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ قُلُوبًا فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾

65. እነዚያም ከናንተ መካከል በቅዳሜ ቀን አሳን በማጥመድ ወሰን ያለፉትንና ለእነርሱም «ውራዳዎች ዝንጆሮዎች ሁኑ።» ያልናቸውን ሕዝቦች ታሪክ በእርግጥ አወቃችሁ።

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ ءَاعْتَدُوا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُفُّوا قِرَدَةً خٰسِيَةً ﴿٦٦﴾

66. የመንደሯን ሰዎች ቅጣትም ለእነዚያ በጊዜያቸው ለነበሩትና ለእነዚያም ከበኋላቸው ለሚመጡት ሕዝቦች መቀጣጫ ለፈራሃያንም (ትምህርት) አደረግናት።

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

67. (የኢስራኢል ልጆች ሆይ!) ሙሳ ለህዝቦቹ «አላህ ላም እንድታርዱ ያዘችኋል» ባለም ጊዜ (የሆነውን ታሪክ አስታውሱ)። እነርሱም ለሙሳ «መሳላቂያ ታደርገናለህን?» አሉት። እሱም «ከተሳላቂዎች ከመሆን በአላህ እጠበቃለሁ» አላቸው።

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٨﴾

68. እነርሱም «እስቲ ጌታህን ጠይቅልን። እርሷ ምን እንደሆነች (እድሜዋን) ያብራራልን ዘንድ» አሉ። እርሱም «እርሷ በውልም ያላረጀች ጥጃም ያልሆነች በዚህ መካከል ልክኛ የሆነች ጊደር ናት።» ይላችኋል። የታዘዘችሁትንም ስሩ።» አላቸው።

قَالُوا أَذُغْ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلوا ما تؤمرون ﴿٦٨﴾

69. እነርሱም «እስቲ ጌታህን እንደገና ጠይቅልን። መልኪ ምን እንደሚመስል ይገልጽልን ዘንድ» አሉ። እርሱም «መልኪ ደማቅ ተመልካቾችን የምታስደስት ዳልቻ ላም ናት ይላችኋል» አላቸው።

قَالُوا أَذُغْ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْتُهَا نَسْرُ النَّظِيرِينَ ﴿٦٩﴾

70. ጌታህን ጠይቅልን ። እርሷ ምን እንደሆነች ይግለጽልን። ምክንያቱም ላሞቹ በሙሉ በእኛ ላይ ተመሳሰሉብን። እኛም አላህ የሻ እንደሆነ በእርግጥ (ትክክለኛውን አቅጣጫ የምንይዝ) ተመረጧች ነን» አሉ።

قَالُوا أَذُغْ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

71. እርሱም፡ «እርሷ ያልተገራች ምድርን በማረስ የማታስነሳ፤ እርሻንም የማታጠጣ፤ ከነውር ሁሉ ነፃ የሆነች፤ ጸያፍ ምልክት የሌለባት ናት።» ይላችኋል አላቸው።» እነርሱም «አሁን ገና በትክክል መጣህ።» አሉ። ከዚያ ትዕዛዙን ላለመፈጸም የቀረቡ ሆነው ላሟን አረዱት።

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذُلُولَ تُبَيِّرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا آلَيْنَ جِئْتِ بِالْحَقِّ فَذَبِّحُوها وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

72. (የኢስራኢል ልጆች ሆይ!) ነፍስ በገደላችሁና በእርሷም ጉዳይ በተከራከራችሁ ጊዜ የሆነውን ታሪክ አስታውሱ። አላህ ያን በውስጣችሁ ትደብቁት የነበራችሁትን ሚስጢር ሁሉ ገላጭ ነው።

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

73. (የሙቱን በድን) «በታረደችው ላም ከፊል አካል ምቱት አልን»። (እናም መቱትና ተነሳ። የገደለው ማን እንደሆነ ነገራቸውና እንደገና ሞተ።) ሰዎች ሆይ! ልክ እንደዚሁ ትገነዘቡና ታውቁ ዘንድ ሙታንን ህያው በማድረግ ተዓምራቶቹን ያሳያችኋል።

فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَآلِ الْمُؤْتَىٰ وَيُزَيِّرُكُمْ ءَأَيْتِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

74. ከዚያም ልቦቻቸው ከዚህ (ትዕይንት) በኋላ ደረቁ። እርሷም በድርቅና እንደ አለት ድንጋዩች ወይም ከእርሱ ይበልጥ የበረቱ ናቸው። ምክንያቱም ከድንጋዩች መካከል ጅረቶች (ወንዞች) የሚፈሱበት፤ ከእነርሱም የሚሰነጥቅና ከእርሱ ውሃ ምንጭ የሚወጣው፤ ከእነርሱም አላህን ከመፍራቱ የተነሳ ወደ ታች የሚወርድ አለና። አላህ ከምትሰሩት ነገር ሁሉ ከአንዱም ዘንጊ አይደለም።

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِن مِّن الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِن مِنْهَا لَمَا يَشْفَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِن مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

75. ከ(አይሁድ) መካከል የአላህን ቃል የሚሰሙና ከዚያም እውነቱን ከተረዱ በኋላ ሆን ብለው እነርሱ

* أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ

يُحْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
እያወቁ የሚለውጡት ቡድኖች እያሉ ለእናንተ ማመናቸውን ትከጅላላችሁን?

﴿٧٥﴾

76. እነዚያም ያመኑትን ሙስሊሞችን ባገኙ ጊዜ “እኛም እንደናንተው አምነናል” ይላሉ። እርስ በርሳቸው ብቻ በተገናኙ ጊዜ ግን “አላህ በእናንተ ላይ የገለጸላችሁን ነገር በጌታችሁ ዘንድ እርሱን መረጃ እንዲያቀርቡባችሁ ትነግሯቸዋላችሁን? አታስተውሉምን?” ይባባላሉ።

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَضُفُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

77. አላህ የሚደብቁትንም ሆነ የሚገልጹትን ነገር ሁሉ የሚያውቅ ጌታ መሆኑን አያውቁምን?

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

78. ከእነርሱም መካከል መጽሐፍን የማያውቁ መሃይማን አሉ። ግን ከንቱ ምሻቶችን ይመኛሉ። እነርሱም መጠራጠርን እንጂ ትክክለኛ እውቀት የላቸውም።

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

79. እነዚያ መጽሐፍን በእጆቻቸው ለሚጽፉና ከዚያ በእርሱ ጥቂት ዋጋን ሊገዙበት ብለው፡ «ይህ ከአላህ ዘንድ የወረደ ነው» ለሚሉ ሁሉ ወዮላቸው። እነርሱ ከዚያ እጆቻቸው ከፃፉት ወንጀል ወዮላቸው። እነርሱ ከዚያ ከሚሰሩት ኃጢአት ወዮላቸው።

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

80. (አይሁዶች) “የገሀነም እሳት ለተቆጠሩ ውስን ቀናት ብቻ እንጂ ፈጽሞ አትነካንም” አሉ። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) “በዚህ ጉዳይ ከአላህ ዘንድ ቃል ኪዳን ይዘችኋልን? ይህ ከሆነ አላህም ኪዳኑን አያፈርስም። ወይስ በአላህ ላይ የማታውቁትን ትናገራላችሁን?” በላቸው።

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتُحَدِّثُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۗ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

81. እንዴታ እነዚያ መጥፎን ተግባር የሰሩና በኃጢአትም የተከበቡ ሁሉ በእርግጥ የእሳት ጓዶች ናቸው። እነርሱም በውስጧ ለዘላለም ዘውታሪዎች ናቸው።

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَظَّتْ بِهِ ۖ فَخُطِّبَتْهُ فَإِنَّهُ قَاتِلُكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾

82. እነዚያም ያመኑና በጎ ስራዎችን የሰሩ ሁሉ የገነት ጓዶች ናቸው። እነርሱም በውስጧ ለዘላለም ዘውታሪዎች ናቸው።

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

83. (የኢስራኢል-ልጆችን) “አላህን እንጂ ሌላን አታምልኩ። ለወላጆችም በጎን ስራ ስሩ። ለዝምድና ባለቤቶቻችን፤ ለየቲሞችና ለሚስኪኖችም በጎን ዋሉ። ለሰዎችም ሁሉ መልካምን ብቻ ተናገሩ። ሰላትን ደንቡን ጠብቃች ስገዱ። ዘካን ለተገቢው ስጡ” በማለት ጥብቅ ቃልኪዳን በያዝንባቸው ጊዜ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

(የሆነውን አስታውሱ)። ከዚያም ከእናንተ ጥቂቶች ሲቀሩ ሸሻችሁ። እናንተ (ቃልኪዳንንም) የምትተውናችሁ።

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٢﴾

84. (የኢስራኢል ልጆች ሆይ!) የሕዝቦቻችሁን ደም አታፍስሱ። ወገኖቻችሁን ከመኖሪያ አገሮቻቸው አታስወጡ በማለት የጠበቀ ቃልኪዳናችሁን በያዝንባችሁ ጊዜ (የሆነውን) አስታውሱ። ከዚያም በቃል ኪዳኑ ትክክለኛነት አጸናችሁ። እናንተም በዚሁም ትመሰክሩላችሁ።

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

85. ከዚያም ቃል ኪዳናችሁን በማፍረስ የምትገድሉ፤ ከናንተም መካከል የሆኑ ሕዝቦችን በታጢአትና በመበደል ላይ በመተባበር ከአገሮቻቸው የምታስወጡ እናንተው ራሳችሁ ናችሁ። ምርኮኞች ሆነው ወደ እናንተ ሲመጡም ቤዛ ትሆኗቸዋላችሁ። እነርሱን ከመኖሪያ ክልላቸው ማባረሩ በእናንተ ላይ የተከለከለ ነው። በመጽሐፍ በከፊሉ አምናችሁ በሌላው ትክክላችሁን? ከእናንተ መካከል ይህንን ጸያፍ ተግባር የሚሰራ ሰው ሁሉ ቅጣቱ በቅርቡ ትይወት ውርደት አንጂ ሌላ አይደለም። በትንሳኤ ቀንም ወደ ብርቱ ቅጣት ይመለሳሉ። አላህ ከምትሰሩት ሁሉ ዘንጊ አይደለም።

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَقْدُوهُمْ وَهِيَ فُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْئُوتُمُونَ بَعْضُ الْكَيْدِ وَتَكْفُرُونَ بَعْضٌ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

86. እነዚያ ቅርቡን ትይወት በመጨረሻይቱ ዓለም የለውጡ ናችው። ከእነርሱ ላይም ቅጣቱ ምንጊዜም አይቀለልላቸውም። እርዳታም ከማንም አያገኙም።

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

87. ለሙሴ መጽሐፍን በእርግጥ ሰጠው። ከርሱ በኋላም ሌሎች መልዕክተኞችን ልከናል። የመርየምን ልጅ ዒሳንም ግልጽ ተዐምራትን ሰጠው። ቅዱስ መንፈስ (ጅብረል) በሚባለው መላእክ አበረታነው። ነፍሶቻችሁ በማትወደው ነገር መልዕክተኛው በመጣላችሁ ቁጥር እነርሱን ከመከተል ይልቅ በትዕቢት ከፊሉን አስተባባላችሁ። ከፊሉን ደግሞ ትገድላላችሁን?

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

88. “ልቦቻችን ድፍኖች ናቸው” አሉ። (እውነታው ግን ይህ አይደለም)። አላህ በክህደታቸው ምክንያት ረገማቸው። በመሆኑም ጥቂትን እንጂ አያምኑም።

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

89. ከእነርሱ ጋር ያለውን መጽሐፍ አረጋጋጭ የሆነ መጽሐፍ ከአላህ ዘንድ በመጣላቸው ጊዜ ከመምጣቱ በፊት በእነዚያ በካዱት ላይ ይረዱበት የነበሩ ሲሆኑ ያ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَىٰ

ቀድሞውኑ ያውቁት የነበረ ነገር በመጣላቸው ጊዜ በእርሱ ካዱ። እናም የአላህ እርግጫን በካሐዲያን ላይ ይሁን።

الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٣﴾

90. ነፍሶቻቸውን የሸጡበት (የለውጡበት) ነገር ከፋ! ይኸውም አላህ ከባሮቹ በሚሻው ሰው ላይ ቸሮታውን ማውረዱን በመመቅኘት አላህ ባወረደው ነገር መከላከል ነው። እናም የአላህን ቁጣ በተደጋጋሚ አትርፈዋል። ለካሐዲያንም አዋራጅ ቅጣት አለባቸው።

يُنَسِّمُوا أَشْتَرُوا بِهِ ۚ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا ۗ يٰۤأَنزِلُ إِلَهُكُم مَّا تَدْعُونَ ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٠﴾

91. «አላህ ባወረደው እመኑ» በተባሉ ጊዜ «በእኛ ላይ በተወረደው መጽሐፍ ብቻ እናምናለን» ይላሉ። ከእርሱ ኋላ የመጣው ቁርኣን ምንም እንኳን ከእነርሱ ጋር ላለው መጽሐፍ አረጋጋጭና ትክክለኛ የሆነ ቢሆንም ይክዳሉ። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ትክክለኛ አማኞች ከሆናችሁ ከአሁን በፊት የአላህን ነብያትን ለምን ገደላችሁ?» በላቸው።

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

92. ሙሳ በግልጽ መረጃ ታጅቦ ወደ እናንተ መጥቶ ነበር። ግን እርሱ በሌለበት ወይፈንን አምላክ አደረጋችሁ። አጥፊዎች ነበራችሁ።

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾

93. የጡርን ጋራ ከበላያችሁ በማንሳት (በተውራት ሕግ እንደትሰሩ) ቃል ኪዳናችሁን በያዝን ጊዜ (የሆነውን አስታውሱ)። «የሰጠናችሁን በጽናት ያዙ። ያልነውንም ስሙ።» አልን። «ሰማን ግን አመጽን» አሉ። የወይፈኑም ውዴታ በክህደታቸው ምክንያት በልቦቻቸው ውስጥ ገብቷል። «ትክክለኛ አማኞች እንደሆናችሁ እምነታችሁ የሚያዘችሁ ነገር የከፋ ነው።» በላቸው።

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

94. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ! ለአይሁድ) «የመጨረሻይቱ አገር ገነት በአላህ ዘንድ ከሌሎች በተለየ ለእናንተ ብቻ በመሆኗ እውነተኛች ከሆናችሁ እስከረ ሞትን ተመኙ።» በላቸው።

﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

95. እጆቻቸው (ባሳለፉት) በሰሩት ወንጀል ምክንያት ሞትን ምንጊዜም ፈጽሞ አይመኙትም። አላህ በዳዩችን አዋቂ ነው።

﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾

96. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አይሁድ ሁሉ እና ከእነዚያ ጣኦትን በአላህ ካጋሩት ይበልጥ በሕይወት ላይ የሚጓጉ ሆነው በእርግጥ ታገኛቸዋለሁ። ለአንዳቸውም አንድ ሺህ ዓመት ዕድሜ ቢሰጥ

﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ﴾

ይወዳል። እርሱም (ዕድሜ መሰጠቱ) ከቅጣት የሚያደነው አይደለም። አላህም የሚሰሩትን ሁለተኛው ልካች ነው።

سَنَّةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْجَرِهٖ مِنْ اَلْعَذَابِ اَنْ يُعْمَرَ وَاللّٰهُ بِبَصِيْرٍ يَّمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

97. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለመልዕክተኛብሪል ጠላት የሆነ (ግልጽ ከሃዲ ነው)። ከርሱ በፊት የወረዱ መጽሐፍትን የሚያረጋግጥ ለአማኞች መሪና ብስራት ነጋሪ ሲሆን በአላህ ፈቃድ በልብህ ላይ ያወረደው መሆኑን ንገራቸው።

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اَللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٧﴾

98. ለአላህና ለመልዕክተኛ፤ እንዲሁም ለመልዕክተኞቹ፤ ለጅብሪልና ለሚካኤልም ጠላት የሆነ ሁሉ ግልጽ ከሐዲ ነው። አላህ ደግሞ ለከተላዊያን ሁሉ ጠላት ነው።

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِلَ فَإِنَّ اَللّٰهُ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

99. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ አንተ ግልጽ የሆኑ (አናቅጽን) መመሪያዎችን በእርግጥ አውርደናል። በእነርሱም አማኞች እንጂ ሌላ አይክድም።

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٩﴾

100. ቃልኪዳን በገቡ ቁጥር ከእነርሱ መካከል ከፊሉ ቃል ኪዳኑን ይጥለዋልን? (ያፈርሰዋልን?)። ይልቁንም አብዛኞቻቸው አያምኑም።

اَوْ لَمَّا عٰهَدُوْا عَهْدًا تَبَدَّلُوْا فَرِيْقٌ مِّنْهُمۡ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٠﴾

101. ከእነርሱ ጋር ያለን መጽሐፍ የሚያረጋግጥ መልዕክተኛ ከአላህ ዘንድ ተልኮ በመጣ ጊዜ ከእነዚያው መጽሐፍት ከተሰጣቸው ወገኖች ከፊሎቹ ምንም እንደማያውቁ ሆነው የአላህን መጽሐፍ ወደ ኋላቸው ወረወሩት (ጣሉት)።

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اَللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اٰتُوْا اَلْكِتٰبَ كِتٰبَ اَللّٰهِ وَرَاٰ ظُهُورَهُمْ كَانْتَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾

102. (የአላህን መጽሐፍ አንቀበልም ያሉ አይሁዶች) ሰይጣናት በሱላይማን ዘመነ መንግስት የሚያነቡትን ድግምት ተከተሉ። ሱላይማን ጌታውን አልካደም። (ድግምተኛ አልነበረም።) ሰይጣናት ግን ሰዎችን ድግምትን የሚያስተምሩ ሲሆኑ በጌታቸው ካዱ። በባቢሎን (በባቢል) በሁለቱ መላዕክት በሀሩትና በማሩት ላይ የተወረደውን ተከተሉ። (ሀሩትና ማሩት) ግን «እኛ ለእናንተ መፍፈተኞች ነንና በጌታህ አትካድ» እስከሚሉ ድረስ አንድንም አያስተምሩም ነበር። ከእነርሱም በባልና በሚስቱ መካከል የሚለዩበትን ነገር ይማራሉ። እነርሱም በአላህ ፈቃድ ካልሆነ በስተቀር አንድንም በርሱ አይገዱም። (ድግምት የሚማሩ ሁሉ) የሚጎዳቸውንና ቅንጣት የማይጠቅማቸውን ትምህርት ይማራሉ። የገዘው በመጨረሻይቱ አገር ምንም ዕድል የሌለው መሆኑን

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُو الشَّيْطٰنُ عَلٰى مٰلِكٍ سُلَيْمٰنَؕ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلَا كَفَرَ الشَّيْطٰنُ كَفَرُوْا يَعْلَمُوْنَ النَّٰسَ اَللّٰسِخَرِ وَمَا اَنْزَلَ عَلٰى اَلْمَلٰكِيْنَ بِبَابِلَ هٰرُوْتَ وَمَرْوَةَ وَمَا يَعْلَمٰنِ مِنْ اٰحَدٍ حَتّٰى يُّقُوْلا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يَفْعَلُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهٖؕ وَمَا هُمْ بِضٰرِيْنَ بِهٖ مِنْ اٰحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اَللّٰهِ وَيَتَعَلَمُوْنَ مَا يَظُنُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٢﴾

በእርግጥ ተገንዝበዋል። ነፍሶቻቸውን የሸጡበት ዋጋ ምንኛ ከፋ። የሚያውቁ በሆኑ ኑሮ (ይህን ተግባር ባልተገቡሩት ነበር።)

103. በአላህ ባሙኑና የከለከለውን በተጠነቀቁ ኖሮ (መልካምን በተመነዱ ነበር)። የሚያውቁ ቢሆኑ ከአላህ ዘንድ የሚገኘው ምንዳ (ነፍሶቻቸውን ከሚሸጡበት) በላጭ ነው። وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

104. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) ለነብዩ "ራዒና" አትበሉ። "ኡንዘርና" (ተመልከተን) በሉ። የምትባሉትንም ስሙ። ለካሃዲያንም ሁሉ አሳማሚ ቅጣት ተዘጋጅቶላቸዋል። يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقُولُوْا رِعِيْنَا وَقُولُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۗ اَسْمَعُوْا وَلٰكِن كٰفِرِيْنَ عَذٰبُ الْاٰلِمِۙنَ ﴿١٠٤﴾

105. እነዚያ ከመጽሐፍ ባለቤቶቻቸው ሆነ ከአጋሪዎች በአላህ የካዱት በእናንተ ላይ ከጌታችሁ የሆነ መልካም ነገር መውረዱን አይወዱም። አላህም በችሮታው (በነብይነት) የሚፈልገውን ሰው ይመርጣል። አላህም የታላቅ ችሮታ ባለቤት ነው። مَا يُوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اٰهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُزَالَ عَلَيْهِمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٥﴾

106. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከቁርአን አናቅጽ መካከል አንዱን እንኳን ብንሸር ወይም እርሱን ብናስረሳህ ከእርሱ የሚበልጥ ወይም ተመሳሳይን እናመጣለን። አላህ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ መሆኑን አላወቅክምን? * مَا نَسْخُ مِنْ ءَايَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّثْلَهَا اَوْ مِثْلَهَا ۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾

107. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ የሰማያትና የምድር ንግስና ለእርሱ ብቻ መሆኑን እና ለእናንተም ከአላህ ሌላ ወዳጅም ሆነ ረዳት እንደሌላችሁ አላወቅክምን? اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وٰلِيٍّ وَلَا نٰصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾

108. (ሰዎች ሆይ!) ከአሁን በፊት (ነብዩ) ሙሳ እንደተጠየቀው ዓይነት መልዕክተኛችሁን (ሙሐመድን) ልትጠይቁ ትፈልጋላችሁን? በእምነት ክህደትን የሚለውጥ ሁሉ በእርግጥ ትክክለኛውን መንገድ ስቷል። اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْأَلُوْا رُّسُوْلَكُمْ كَمَا سِئِلَ مُوسٰى مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَّبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاٰيْمٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾

109. ከመጽሐፍ ባለቤቶች መካከል ብዙዎቹ እውነቱ ከተገለጸላቸው በኋላ ከነፍሶቻቸው በሆነው ምቀኝነት በመገፋፋት ከእምነታችሁ በኋላ ከሐዲያን ሊያደርጓችሁ ተመኙ። እናም አላህ ትዕዛዙን እስከሚያመጣ ድረስ ይቅርታ አድርጉ። እላፏቸዉም። አላህ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ ነው። وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اٰهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمٰنِكُمْ كُفٰرًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۗ فَاعْتَمُوا وَاَصْفَحُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهَ بِاَمْرٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾

110. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) ሰላትን አስተካክላችሁ ስገዱ። ዘካንም ለተገቢዎች ስጡ። ለነፍሶቻችሁም የምታስቀድሙትን በጎ ስራ በአላህ ዘንድ ታገኙታላችሁ። አላህ የምትሰሩትን ሁሉ ተመልካች ነውና።

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

111. «ገነትን አይሁድ ወይም ክርስቲያኖች የሆነ እንጂ ሌላ አይገባትም።» አሉ። «ይህች ከንቱ ምኞታቸው ናት። (መልዕክተኞችን ሙሉሙድ ሆይ!) እውነተኛች እንደሆናችሁ እስቲ ማስረጃችሁን አምጡ።» በላቸው።

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

112. ጉዳዩ እንደመሰላቸው አይደለም። ይልቁንም በጎ ሰሪ ሆኖ ፊቱን ለአላህ የሰጠ ሁሉ ለእርሱ በጌታው ዘንድ ምንዳ አለው። በእነርሱ ላይ ስጋትም የለባቸውም። አይተክዙም።

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

113. እነርሱ መጽሐፉን የሚያነቡ ሲሆን አይሁድ «ክርስቲያኖች በምንም ላይ አይደሉም።» አሉ። ክርስቲያኖችም «አይሁዶች በምንም ላይ አይደሉም።» አሉ። እንደዚሁ እነዚያ የማያውቁት አጋሪዎችም የነሱን ተመሳሳይ ንግግር ተናገሩ። አላህ በዚያ ይለያዩበት በነበሩት ነገር ላይ ሁሉ በትንሳኤ ቀን በመካከላቸው ይፈርዳል።

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الْنَصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

114. የአላህን መስጊዶች በውስጣቸው ስሙ እንዳይወሰን ከከለከለና መስጊዶችንም ለማበላሸት ከጣረ ይበልጥ ድንበር አላፈ (አጥፊ) ማን ነው? እነዚያ በፍርሃት ተውጠው እንጂ ወደ መስጊዶች ሊገቡ አይገባቸውም። ለነርሱም በቅርቡ ዓለም ውርደት አለባቸው። በመጨረሻይቱ ሀገርም ታላቅ ቅጣት አለባቸው።

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

115. ምስራቁም ምዕራቡም የአላህ ብቻ ነው። በአላህ ትእዛዝ (ፊቶቻችሁን) ለሰላት ወደ የትም አቅጣጫ ብታዘዩ የአላህ ፊት እዚያ ዘንድ ነው። አላህ በእርግጥ ችሮታው ሰፊና ሁሉን አዋቂ ነው።

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

116. አላህ «ልጅ አለው።» አሉ። ከሚሉት ጥራት ተገባው። ይልቁንም በሰማይና በምድር ያለው ሁሉ የእርሱ ነው። ሁሉም ለእርሱ ታዛዥ ናቸው።

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَلْبَتُونَ ﴿١١٦﴾

117. ሰማያትንና ምድርን ያለብጤ ፈጣሪ ነው። ማንንም ነገር ማስገኘት በፈለገ ጊዜ ለእርሱ የሚለው «ሁን» ብቻ ነው። ወዲያውም እንዳለው ይሆናል።

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

118. እነዚያ የማያውቁት «አንተ መልዕክተኛ ስለመሆንህ) አላህ ለምን አያናግረንም? ወይም (ለእውነተኛነትህ) ተዓምር አይመጣልንም ኖሯልን? አሉ:: እነዚያ ከእነርሱ በፊት የነበሩትም ልክ እንደዚሁ ንግግራቸው ብጤ ብለዋል:: ልቦቻቸው በክህደት ተመሳሰሉ:: ለሚያረጋግጡ ህዝቦች ሁሉ አናቅጽን በእርግጥ አብራርተናል::

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهْتُمْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوفُونَ ﴿١١٨﴾

119. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እኛ አብሳሪና አስጠንቃቂ አድርገን በእውነት ላክንህ:: ከእሳት ጓዶችም ሁኔታ አትጠየቅም::

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

120. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አይሁድም ሆኑ ክርስቲያኖች የየራሳቸውን ሀይማኖትን እስከምትከተል ድረስ ፈጽሞ አይደሰቱብህም:: «ትክክለኛው መንገድ በእርግጥ የአላህ አመራር ነው:: » በላቸው:: ትክክለኛው እውቀት ከመጣልህ በኋላ ዝንባሌያቸውን ብትከተል አንተን ከአላህ የሚከላከልልህ ወዳጅም ሆነ ረዳት የለህም::

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَمَا لَبَسَ مَا تَلَىٰ وَلَئِنْ آتَيْتَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا مَا لَا يَرْغَبُونَ وَتَلَاوَتِهِمْ لَوْلَا أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَمَا لَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢٠﴾

121. እነዚያ መጽሐፉን የሰጠናቸው ሰዎች ተገቢ ንባቡን ያነቡታል:: በእርሱም ያምናሉ:: እነዚያ በእርሱ የሚከዱ ግን ከሰሪዎች እነርሱ ብቻ ናቸው::

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَمَا لَبَسَ مَا تَلَىٰ وَلَئِنْ آتَيْتَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا مَا لَا يَرْغَبُونَ وَتَلَاوَتِهِمْ لَوْلَا أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَمَا لَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾

122. እናንተ የኢስራኢል ልጆች ሆይ! እኔ ያ በእናንተ ላይ የለገስኩትሁን ጸጋዎቼንና (በዘመናችሁ ከነበሩት) የዓለማት ሕዝቦች በላይ ያበለጥኩትሁ መሆኔን አስታውሱ::

يَبْنَئِي إِسْرَائِيلَ أَذْكَرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنَّىٰ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾

123. አንዲት (አማኝ) ነፍስ ለሌላ (ከሐዲ) ነፍስ ምንንም የማትጠቅምበትን፤ ከእርሷም ቤዛ የማይወሰድበትን፤ ምልጃም ለእርሷ የማትፈይድበትን፤ እነርሱም ከየትም በኩል የማይረዱበትን ቀን ተጠንቀቁ::

وَأَنقُتُوا يَوْمًا لَا تَجْرِي فِيهَا نَفْسٌ وَلَا تُصَلَّىٰ وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يُعْطَىٰ وَلَا يُحْصَىٰ وَلَا يَسْأَلُ ۗ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَبْدَأَ الْفِتْنَةَ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِظُلْمٍ لَذِي ذَرْبٍ ﴿١٢٣﴾

124. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ኢብራሂምን ጌታው በትዕዛዛት በፈተነውና በፈጸማቸውም ጊዜ (የነበረውን ታሪክ አስታውስ):: «እኔ የሰው ዘር መሪ አድርጌህላሁ::» አለው:: ኢብራሂምም «ከዘሮቼም አድርግ?» ሲል ጠየቀ:: አላህም «ኢብራሂም ሆይ! ቃል ኪዳኔ ለግፈኛ አጥፊዎች ተፈፃሚ አይሆንም እንጂ::» አለው::

وَاذِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ بَدَأَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

125. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ቤቱንም (ከዕባን) ለሰዎች መሰባሰቢያና የሰላም ማዕከል

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا

ባደረግን ጊዜ የነበረውን ታሪክ አሰታውሱ። (እናንተ የመናገሩ ሆይ!) ከኢብራሂም መቆሚያ መስገጃን አድርጉ። ወደ ኢብራሂምና ወደ ኢስማዒልም ቤቴን ለዘዋሪዎቹና ለተቀማጭቹም ለአጎንባሾች ሰጋጆቹም አጥሩ ስንል ቃል ኪዳን ያዝን።¹

إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٦﴾

126. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ኢብራሂም «ጌታዬ ሆይ! ይህንን ሀገር (መካን) ሰላማዊ ሀገር አድርገው። ከኗሪዉም መካከል በአላህና በመጫረሻው ቀን ያመነውን ክፍል ከፍራፍሬዎች ሲሳይ ስጠው።» ባለ ጊዜ (የነበረውን ታሪክ አስታውሱ)። አላህም «የካደውንም በጥቂቱ እንዲጎናጸፍ አደርገዋለሁ። ከዚያ ወደ እሳት ቅጣት እዳርገዋለሁ። ይህም እጅግ አስከፊ መመለሻ ነው።» አለ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٧﴾

127. ኢብራሂምና ኢስማዒልም (እንደሚከተለው) በማለት እየለመኑ የካዕባን ህንፃ (መሰረቶች ግንባታ) ባሳደጉ ጊዜ (የነበረውን ታሪክ አስታውሱ)። «ጌታችን ሆይ! ከእኛ ተቀበለን። አንተ ሰሚና አዋቂ ነህና።»

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

128. «ጌታችን ሆይ! ለንተው ፍጹም ታዘዥችም አድርገን። ከዘሮቻችንም ለንተ ፍጹም ታዘዥች ሕዝቦችን አስነሳ። አምልኪዊ ክንውኖቻችንንም አሳውቀን። ንሰሆችንን ተቀበለን። ጸጸትን ተቀባይና ሩህሩህ አንተ ብቻ ነህና።»

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحِيمُ الطَّيِّبُ ﴿١٢٨﴾

129. «ጌታችን ሆይ! በውስጣቸው ከእነርሱ የሆነን መልዕክተኛ፤ በእነርሱ ላይ አናቅጽህን የሚያነብላቸው፤ መጽሐፍንና ጥበብንም የሚያስተምራቸውንም ከክህደት የሚያጠራቸውንም ላክላቸው። አሸናፊዉና ጥበበኛው አንተ ብቻ ነህና።» የሚሉም ሲሆኑ (ከዕባን ገነቡ)።

رَبَّنَا وَأَنْبِئْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

130. ከኢብራሂምም እምነት ሞኝ ካልሆነ በስተቀር የሚያፈገፍግ ማን ነው? በቅርቢቱም ዓለም በእርግጥ (ለተልዕኪችን) መረጥነው። በመጫረሻይቱ ዓለምም እርሱ ከመልካሞቹ ነው።

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾

131. ጌታው ለእርሱ «ፍጹም ታዘዥ ሁን።» ባለው ጊዜ «ለዓለማቱ ጌታ ታዘዥ ሆኛለሁ።» አለ።

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾

¹ ቤቱን የምለው ከእባን ነው የምያመለክተው

132. ኢብራሂምም ልጆቹን በተመሳሳይ አዘዘ። የዕቁብም እንደዚሁ በዚሁ ጉዳይ ልጆቹን አዘዘ። (እንዲሁም አለ) «ልጆቼ ሆይ! አላህ ለእናንተ ሀይማኖትን መረጠ። ስለዚህ እናንተ ሙስሊሞች ሆናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ።» አላቸው።

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ لِلَّهِ أَصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

133. የዕቁብም ለጣዕረ ሞት በተዳረገበት ጊዜ ለልጆቹ «ከእኔ በኋላ ምንን ትገዛላችሁ?» ባለ ጊዜ ነበራችሁን? እነርሱም «አንድ የሆነውን አምላክህንና የአባቶችህን የኢብራሂምን፤ የኢስማዒልንና የኢስሃቅንም አምላክ እንገዛለን። እኛም ለእርሱ ፍጹም ታዘዥች ሆነን እናመልክባለን።» አሉ።

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ عَابَاؤُنَا يَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهِنَا وَحَدًّا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

134. እነኝህ (ከላይ የተወሱት ህዝቦች) በእርግጥ ያለፉ ሕዝቦች ናቸው። ለእነርሱም የስራቸው ምንዳ አላቸው። ለእናንተም የስራችሁ (ምንዳ) አላችሁ። እነርሱ ይሰሩት በነበረው ፈጽሞ አትጠየቁም።

يٰلِكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

135. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አይሁድና ክርስቲያኖች በየቡላቸው “አይሁድ ወይም ክርስቲያን ሁኑ ቅንን መንገድ ትመራላችሁና” አሉ። “አይደለም ይልቁንም የኢብራሂምን ሀይማኖት ቀጥተኛ ሲሆን እንከተላለን፤ ኢብራሂምም ከአጋሪዎችም አልነበረም” በላቸው።

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾

136. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) «በአላህና ወደ እኛ በተወረደው ቁርኣን ወደ ኢብራሂምም፣ ወደ ኢስማዒልም፣ ወደ ኢስህቅም፣ ወደ የዕቁብና ወደ ነገዶችም በተወረደው መለኮታዊ መልዕክት ሁሉ በዚያም ሙሳና ዒሳ በተሰጡት፤ በዚያም ነብያት ሁሉ ከጌታቸው በተለገሱት ከእነርሱ አንዱን ከሌለው የማንላይ ስንሆን አምንን። እኛም (ለአላህ) ፍጹም ታዘዥች ነን።» በሉ።

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نَفْرُقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

137. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) እናንተ ባመናችሁበት መልኩ ካመኑ በእርግጥ በትክክለኛው ጎዳና ላይ ናቸው። ከእርሱ ካፈነገሱ ግን እነርሱ በጭቅጭቅ ውስጥ ብቻ ናቸው። የእነርሱንም ተንኮል አላህ ይበቃሀል። እርሱም ሁሉን ሰሚና ሁሉንም አዋቂ ነውና።

فَإِنِ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

138. የአላህን የተፈጥሮ መንከር (እምነት) ያዙ። በመንከርም ከአላህ ይበልጥ ያማረ ማነው? (ማንም የለም)። እኛም ለእርሱ ብቻ ተገዥዎች ነን (በሉ)።

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُونَ ﴿١٣٨﴾

139. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «አላህ ጌታችንና ጌታችሁ ሲሆን ለእኛም ስራችን ያለን ስንሆን ለእናንተም ስራችሁ ያላችሁ ስትሆኑ እኛም ስራችንን ለእርሱ ብቻ አጥሪዎች ሆነን ሳለን በአላህ (ሀይማኖት) ትከራከሩናላችሁን?» በላቸው።

قُلْ أَمْحَاجُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾

140. ወይስ «ኢብራሂምም፣ ኢስማዒልም፣ ኢስሐቅም፣ ያዕቆብም፣ እንዲሁም ነገዶቹም አይሁድ ወይም ክርስቲያኖች ነበሩ» ትላላችሁን? (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እናንተ ናችሁ የምታውቁት? ወይንስ አላህ?» በላቸው። እርሱ ዘንድ ከአላህ የሆነችን ምስክርነት ከደበቀ ይበልጥ አጥፊ ማነው? አላህ የምትፈጽሙትን ሁሉ ዘንጊ አይደለም።

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

141. እነዚህ ያለፉ ሕዝቦች ናቸው። ለእነርሱ የሰሩት አላቸው። ለእናንተም የሰራችሁት አላችሁ። እነርሱ ይሰሩት ከነበሩት ሁሉ አትጠየቁም።

بَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

142. ቂል የሀብረተሰብ ክፍሎች «ከዚያች ከነበሩበት ቁብላቸው (አቅጣጫቸው) ምን አዘራቸው?» ይላሉ። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ምስራቅም ምዕራቡም የአላህ ነው። የሸውንም ወደ ቀጥተኛው ሙንገድ ይመራል።» በላቸው።

۞ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

143. እንደዚሁም (እንደመራናችሁ) ሁሉ በሰዎች ላይ መስከረዎች ልትሆኑና መልዕክተኛውም (ሙሐመድ) በእናንተ ላይ መስከረ ይሆን ዘንድ መካከለኞች (ምርጥ) ማህበረሰብ (ህዝቦች) አደረግናችሁ። ያችንም በእርሷ ላይ የነበርክባትን አቅጣጫ መልዕክተኛውን የሚከተለውን ሰው ወደ ክህደት ከሚመለሰው ሰው ልናውቅ (ልንለይ) (ልንገልጽ) እንጂ ቁብላን አላደረግናትም። እርሷም በዚያ አላህ በመራቸው ሰዎች ላይ በስተቀር በእርግጥ ከባድ ናት። አላህም እምነታችሁን (ስግደታችሁን) የሚያጠፋ አይደለም። አላህም ለሰዎች በጣም ሩህሩህና አዛኝ ነው።

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

144. የፊትህን ወደ ሰማይ ማንጋጠጥክን በእርግጥ ተመልክተናል። እናም ወደ ምትወዳት (ከዕባ) ቁብላ እናዘርሃለን። ስለዚህ ፊትህን ወደ ተከበረው መስጊድ ወደ ካዕባ አቅጣጫ አዙር። (ሙስሊሞች ሆይ!) የትም ስፍራ ብትሆኑ ስትሰግዱ ፊቶቻችሁን ወደ ካዕባ አቅጣጫ አዙሩ። እነዚያ መጽሐፍን የተሰጡት እርሱ

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ الَّذِينَ أُوتُوا

ከጌታቸው ሲሆን እውነት መሆኑን ያውቃሉ። አላህ ለእርሳችን ስራ ዘንገ አይደለም።
اللَّهُ يَغْفِلُ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٥﴾

145. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለእነዚያ መጽሐፍን ለተሰጡት ሕዝቦች የምትችለውን ያህል ተግባር (መረጃ) ሁሉ ብታቀርብላቸው እንኳ ቁብላህን አይከተሉም። አንተም ቁብላቸውን ተከታይ አይደለህም። ከፈላቸውም የከፈሉን ቁብላ አይከተሉም። ከእውቀትም (ራዕይ) ከመጣልህ በኋላ ዝንባሌያቸውን ብትከተል ያን ጊዜ አንተ ከአጥፊዎች ትሆናለህ።
وَلَيْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أَوْثَرُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٦﴾

146. እነዚያ መጽሐፍን የሰጠናቸው ሰዎች ወንዶች ልጆቻቸውን እንደሚያውቁ ሁሉ (ሙሐመድን) ያውቁታል። ከእነርሱም የተለዩ ክፍሎች እነርሱ የሚያውቁ ሲሆኑ እውነቱን በእርግጥ ይደብቃሉ።
الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٧﴾

147. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህ ከጌታህ የሆነ እውነት ነው። እናም ከተጠራጣሪዎችም አትሁን።
الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٨﴾

148. ለሁሉም ለስግደት ፈታቸውን የሚያዘናባት አቅጣጫ አላቸው። ወደ መልካም ስራዎችም ተሽቀዳደሙ። የትም ስፍራ ብትሆኑ አላህ ሁላችሁንም ያመጣችኋል። አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ለእርሱም ላይ ላይ ላይ ላይ ነው።
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٩﴾

149. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከየትም ለጉዞ ከወጣህበት ስፍራ ሁነህ ፊትህን ወደ ተከበረው መስጊድ አቅጣጫ አዙር። እርሱም ከጌታህ የሆነ እርግጠኛ እውነት ነው። አላህም ከምትሰሩት ስራ ሁሉ ዘንገ አይደለም።
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٠﴾

150. ከየትም ከወጣህበት ስፍራ ፊትህን ወደ ተከለለው መስጊድ አግጣጫ አዙር። በየትም ስፍራ ብትኾኑ ለሰዎቹ እነዚያ ከነሱ የበደሉት ሲቀር (ሃይማኖታችንን ይክዳሉ ቁብላችንን ይከተላሉ በማለት) በናንተ ላይ መከራከሪያ እንዳይኖራቸው ፈቶቻችሁን ወደ አግጣጫው አዙር። አትፍሩቀቸውም፤ ፍሩኝም፤ (በዚህም ያዘዝኳችሁ መከራከሪያ እንዳይኖራቸው) በናንተም ላይ ጸጋየን እንድንሞላላችሁና (ወደ እውነትም) እንድትመሩ ነው።
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا يَمِئْتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥١﴾

151. ከመካከላችሁ ከናንተ የሆነን በእናንተ ላይ አናቅጃችንን የሚያነብላችሁ እና የሚያጠራችሁ መጽሐፍንና ጥበብንም የሚያስተምራችሁ ታውቁት
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ

የልነበራችሁትንም ነገር የሚያሳውቃችሁን ማወቅ እንደላክን ሁሉ ጸጋን ሞላንላችሁ።
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

152. አስታውሱኝ አስታውሳችኋለሁና። አመስግኑኝ አትካዱኝም።
فَأذْكُرُونِي أَذْكَرْتُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

153. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! በመታገስና በሰላት ታጋዙ (ጥንካሬን ፈልጉ)። አላህም ከታጋሾች ጋር ነውና።
يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

154. በአላህ መንገድ (ለሀይማኖቱ) የሚገደሉትን «ሙታን ናቸው።» አትበሉ። በእውነቱ ሕያው ናቸውና። እናንተ ግን አትገነዘቡትም።
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

155. ከፍርሀትና ከርሀብም ከሀብት፣ ከሕይወትና ከአዝመራ በመቀነስም በእርግጥ እንሞክራችኋለን። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ታጋሾችንም (በገነት) አብስር።
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَبِّشِرُ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

156. እነዚያ መከራ በነካቸው ጊዜ «እኛ ለአላህ ነን። እኛም ወደ እርሱ ተመለሾች ነን።» የሚሉትን አብስር።
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

157. እነዚያ በእነርሱ ላይ ከኃታቸው የሆኑ ምህረቶችና ችሮታም አሉ። እነርሱም ወደ ቀናው መንገድ እውነት ተመረዎቹ እነርሱው ናቸው።
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

158. የሰፋና የመርዋ (ጋራዎች) የአላህን ትዕዛዝ ከመፈጸሚያ ጉልህ በታዎች (ምልክቶች) ናቸው።
*إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

159. እነዚያ (ስለነብዩ ሙሐመድና ሌሎችም) ከአናቅጽና ቅን መመሪያዎች ያወረድነውን ለሰዎች በመጽሐፍ ከገለጽነው በኋላ የሚደብቁትን ሁሉ አላህ ይረግማቸዋል። ረጋሚዎችም ሁሉ ይረግማቸዋል።
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَالْهَدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

160. እነዚያ የተጸጸቱ፤ (ያበላሹትን) ያስተካከሉና (ያደበቁትንም) የገለጹ ሲቀሩ። የእነርሱን ጸጸትንም እቀበላለሁ። እኔም ጸጸትን ተቀባይ አዛኝ ነኝ።
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

161. እነዚያ በአላህ የካዱና በክህደታቸው ላይ እያሉ
 ۞ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
 ۞ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۶۱﴾
 የሞቱ ሰዎች በእነርሱ ላይ የአላህ፤ የመላዕክትና
 የመላው የሰው ዘር ሁሉ እርግጫን አለባቸው።

162. በእርግጫን ውስጥም ሁልጊዜ ዘውታሪዎች
 ۞ خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يَخْفَىٰ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا
 ۞ هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۱۶۲﴾
 ይሆናሉ። ቅጣቱ ከእነርሱ አይቃለልም። ጊዜም
 አይሰጡም።

163. (ሰዎች ሆይ!) አምላካችሁ አንድ አምላክ ብቻ
 ۞ وَاللَّهُمُّمُ اللَّهُ وَحْدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ
 ۞ الرَّحِيمُ ﴿۱۶۳﴾
 ነው። ከእርሱም ሌላ (ትክክለኛ) አምላክ የለም።
 እርሱም እጅግ በጣም ሩህሩህና በጣም አዛኝ ነው።

164. የሰማያትና የምድር አፈጣጠር፤ የሌሊትና
 ۞ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ
 ۞ أَلْيَلِ وَالنَّهَارِ وَالْمُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
 ۞ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ
 ۞ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ
 ۞ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضْرِيفِ الرِّيحِ
 ۞ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 ۞ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۶۴﴾
 ቀንም መፈራረቅ (መተካካት)፤ ያችም ሰዎችን
 የሚጠቅም ነገር (ተጭና) በባህር ላይ የምትንሳፈፈው
 መርከብ፤ አላህም ከሰማይ ባወረደው ውሃና
 በእርሱም ምድርን ከሞተች በኋላ ሕያው በማድረግ
 በእርሷም ውስጥ ከተንቀሳቃሽ ሁሉ በመበተኑ፤
 ንፋሶችንም በየአቅጣጫው የሚያገላብጥ መሆኑ
 እንዲሁም በሰማይና በምድር በሚነዳው ዳመና
 ለሚያውቁ ሕዝቦች በእርግጥ አያሌ ተዐምራት አሉ።

165. ከሰዎች መካከል ከአላህ ሌላ ባላንጣዎችን/
 ۞ وَمَنْ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا
 ۞ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ
 ۞ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ
 ۞ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ
 ۞ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿۱۶۵﴾
 ጣዎታትን/ አላህን እንደሚውዱ የሚወዷቸው ሆነው
 የሚይዙ አሉ። እነዚያ ያመኑት ግን አላህን ከምንም
 በላይ ይወዳሉ። እነዚያም የበደሉት ሰዎች ቅጣትን
 በትንሳኤ ቀን ባዩ ጊዜ ሀይል ሁሉ ለአላህ ብቻ
 መሆኑንና አላህም ቅጣቱ ብርቱ እንደሆነ ይገነዘባሉ።
 በዚህች ዐለም ቢያውቁ ኖሮ (ባላንጣዎችን
 በመደዛቸው በተጻጻፉ ነበር)።

166. (ይህም የሚሆነው) እነዚያ አስከታዮች
 ۞ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا
 ۞ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿۱۶۶﴾
 ተከታዮቻቸውን በካዱበትና የሲዖልን ቅጣት ባዩ ጊዜ፤
 በእነርሱም መካከል የግንኙነት መስመሮች ሁሉ
 በሚበጠስበት ጊዜ ነው።

167. እነዚያም የተከተሉት «ለእኛ (ወደ ቅርቢቱ
 ۞ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرِهْنَا فَنَتَّبِعَ
 ۞ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يَرِيهِمُ اللَّهُ
 ۞ أَعْمَلْتُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ
 ۞ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿۱۶۷﴾
 ዓለም) አንዲት ጊዜ መመለስ በኖረችንና ከእኛ
 እንደተጥራሩ ከእነርሱ በተጥራሩን እንመኛለን»
 ይላሉ። እንደዚሁ አላህ ሥራዎቻቸውን በነርሱ ላይ
 ጸጸዮች አድርጎ ያሳያቸዋል። እነርሱም ከእሳት
 ወጪዎች አይደሉም።

168. እናንተ ሰዎች ሆይ! በምድር ካለው ነገር የተፈቀደና ጣፋጭ የሆነን ምግብ ብሉ። የሰይጣንንም ዱካዎች (እርምጃዎች) አትከተሉ። እርሱ ለእናንተ ግልጽ ጠላት ነውና።

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

169. እርሱ የሚያዛችሁ በኃጢአትና በጸያፍ ነገርና በአላህ ላይ የማታውቁትን እንድትናገሩ ነው።

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

170. ለእነርሱም «አላህ ያወረደውን ተከተሉ በተባሉ ጊዜ የለም አባቶቻችንን በእርሱ ላይ ያገኘንበትን ነገር ብቻ እንከተላለን» ይላሉ። አባቶቻቸው ምንም የማያውቁና ወደ እውነት የማይመሩም ቢሆኑ ይከተሏቸዋልን?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

171. የእነዚያም በአላህ የካዱት ምሳሌ ልክ እንደዚያ ድምጽናና ጥሪን እንጂ ሌላን በማይሰማ እንሰሳ ላይ እንደሚጮህ (እረኛ) ብጤ ነው። እነርሱ (እውነትን የማይሰሙ) ደንቆሮዎች፤ (ሐቅን የማይናገሩ) ዲዳዎች፤ (ትክክለኛውን መንገድ የማይዩ) እውሮች ናቸው። ምንም ነገር የሚገነዘቡ አይደሉም።

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الْآذَى يَبْعُوثُ مِمَّا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

172. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ከሰጠናችሁ ሲሰዩት መካከል ጥሩውን ተመገቡ። አላህንም በብቸኝነት የምታመልኩት ከሆናችሁ እሱኑ ብቻ አመስግኑት።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

173. (አላህ) በእናንተ ላይ እርም ያደረገባችሁ በክትን፣ ደምን፣ የአሳማ ስጋንና ከአላህ ሌላ በሆነ ስም የታረደን ስጋ ብቻ ነው። ተገዶ ችግሩን ለማስወገድ ያክል ብቻ ሽፍታና ወሰን አላፈ ሳይሆን (ቢመገብ) በእርሱ ላይ ምንም ሀጢአት የለበትም። አላህ መሐሪና አዛኝ ነውና።

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

174. እነዚያ አላህ ካወረደው መጽሐፍ (የትኛውንም ክፍል) የሚደብቁ፤ በሱ (በደበቁትም) ጥቂትን ዋጋ የሚለውጡ፤ በሆዶቻቸው ውስጥ እሳትን እንጂ አይበሉም። አላህም በትንሳኤ ቀን አያናግራቸውም። ከኃጢአትም አያጠራቸውምም። ለእነርሱም አሳማሚ ቅጣት አለባቸው።

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

175. እነዚህ እነዚያ ስህተትን በቅንነት ቅጣትንም በምህረት የለወጡ ናቸው። በእሳት ላይ ምን ታጋሽ አደረጋቸው?!

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهَدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

176. ይህም አላህ መጽሐፍን በእውነት ያወረደ በመሆኑና (በእርሱም በመካዳቸው ነው):: እነዚያም በመጽሐፍ የተለያዩት ከእውነት በራቀ ውዝግብ ውስጥ ናቸው::

بَعِيدٍ ﴿٧٦﴾

177. መልካምነት ፊቶቻችሁን ወደ ምስራቅና ምዕራብ አቅጣጫ ማዘራችሁ አይደለም:: መልካምነት በአላህ፣ በመጨረሻው ቀን፣ በመላዕክት፣ በመጸሐፍት በነብያት ያመነ፤ ገንዘብንም ምንም ያህል የነዋይ (ገንዘብ) ፍቅር ቢኖረውም ለዝምድና ባለቤቶች፣ ለየቲሞች፣ ለሚስቶች፣ ለመንገደኞች፣ ለላማኞች፣ ባሪያዎችን ነፃ ለማውጣት የሰጠ፤ ሰላትን ደንቡን ጠብቆ የሰገደና ዘካንም ያወጣ ነው:: እንዲሁም ቃልኪዳን በገቡ ጊዜም ቃልኪዳናቸውን የሚሞሉ በችግር፣ በበሽታና በፍልሚያ ጊዜ ታጋሾች ናቸው:: እነዚህ እነዚያ እውነትን የያዙ መሆናቸውን በተግባር አረጋግጠዋል:: አላህን የሚፈሩም ናቸው::

الْمُتَّقُونَ ﴿٧٧﴾

178. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ግድያን በተመለከተ አጻፋዊ እርምጃ በእናንተ ላይ ተደንግጓል:: (እርሱም) ነፃ ሰውን በነፃ መግደል፤ ባሪያን በባሪያ መግደል፤ ሴትን በሴት መግደል:: (ነው) ከሚች ወንድሙ ደም ትንሽ ነገር እንኳን ምህረት የተደረገለት ሰው በመሃሪው የሚች ወገን ላይ ካሳውን በመልካም መከታተል ሲኖርበት ምህረት የተደረገለት ገዳይም የነፍስ ዋጋውን ለእርሱ በመልካም አኳኋን መክፈል አለበት:: ይህ ከጌታችሁ የሆነ ማቃለልና እዝነት ነው:: ከዚህም በኋላ ህግን የተላለፈ ሰው እርሱ አሳማሚ ቅጣት ይጸናበታል::

﴿٧٨﴾

179. እናንተ ባለ አእምሮዎች ሆይ! በአጻፋዊ እርምጃ ህግ ሕይወትን ትጎናጸፋላችሁ:: ይህም ግድያን ከመፈጸም ልትጠነቀቁ ዘንድ ነው::

﴿٧٩﴾

180. በማንኛውም ላይ ሞት በመጣበት ጊዜና ቀሪ ሀብት ያለው እንደሆነ ለወላጆችና ለቅርብ ዘመዶች በአግባቡ መናዘዝ በእናንተ ላይ ተደንግጓል:: ይህ አላህን በሚፈሩ ላይ መፈጸም ያለበት ግዴታ ነው::

﴿٨٠﴾

181. (ኑዛዜውን) ከሰማው በኋላ የለወጠው ኃጢአቱ በእነዚያ በሚለውጡት ላይ ብቻ ነው:: አላህም ሁሉን ሰሚ ሁሉን አዋቂ ነውና::

﴿٨١﴾

182. ከተናዛዥም በኩል (ከእውነት) መዘንበልን ወይም (ከሲሶ የመጨመር) ኃጢአትን የፈራ (ያወቀ) ከዚያም በመካከላቸው ያስታረቀ በእርሱ ላይ ምንም ኃጢአት የለበትም። አላህ በጣም መሀረና በጣም አዛኝ ነውና።

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِيمَانًا فَاصْلَحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

183. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ፆም በእነዚያ ከናንተ በፊት በነበሩት (ሕዝቦች) ላይ ግዴታነቱ እንደተፃፈ ሁሉ በእናንተም ላይ ተደነገገ። ልትጠነቀቁ ይከጀላልና።

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

184. ውስን ቀናትን ዲሙ። ከናንተም ውስጥ በሽተኛ ወይም በጉዞ ላይ የሆነ ሰው ባልፆማቸው ቀናት ልክ ተመሳሳይ ቁጥር ያላቸውን ቀናት መፆም አለበት። እነዚያ ለመፆም ከአቅም በላይ ችግር የገጠማቸው ሰዎች ደግሞ አፍጥረው ለየቀኑ እንድ ድሃን የአንድ ጊዜ ምግብ ማብላት ይኖርባቸዋል። ከዚህ በላይ ቤዘን በመጨመር መልካምንም ስራ የፈቀደ ሰው (እርሱ ፈቅዶ መጨመሩ ለራሱ) በላጭ ተግባር ነው። ግና በመንገድ ላይ ሆናችሁ መፆማችሁ ለእናንተ የበለጠ ነው። የምታውቁ ብትሆኑ ትመርጡታላችሁ።

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

185. (ያ እንድትጸሙት የተደነገገላችሁ ወር) በእርሱ ውስጥ ለሰዎች መሪ ሐቅን መንገድና እውነትን ከዉሸት የሚለየው ገላጭ ቁርአን የተወረደበት የረመዲን ወር ነው። ከናንተ መካከል ወሩን ያገኘ ሁሉ ይጸመው። በሽተኛ ወይም በጉዞ ላይ የሆነ ሰው ካፈጠረ ከሌሎች ቀናት ባልፆማቸው ቀናት ቁጥሮች ልክ መፆም አለበት። አላህ ሁልጊዜም ለእናንተ ገሩን ነገር ይሻል እንጂ በእናንተ ላይ ጫናን መፍጠርን አይሻምና ነው። ለፆም የተወሰኑትን ቀናት ልትሞሉና አላህን ቅንኑ መንገድ ስለመራችሁ ልታከብሩትና ልታመሰግኑት ዘንድ (ይህን ደነገገላችሁ)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

186. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ባሮቼ ስለ እኔ በጠየቁህ ጊዜ እኔ ቅርብ ነኝ። የለማኝን ጸሎትም በለመነኝ ጊዜ እቀበለዋለሁ። ስለዚህ ወደ ቀናው መንገድ ይመሩ ዘንድ ለእኔ ብቻ ይታዘዙ። በእኔም ብቻ ይሙኑ። (በላቸው።)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

187. (ሙስሊሞች ሆይ!) በፆም ሌሊት ከሚስቶቻችሁ ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት ተፈቀደላችሁ። እነርሱ ለእናንተ ልብሶች ናቸው። እናንተም ለእነርሱ ልብሶች ናችሁና። አላህ በዚህ ረገድ

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ أَصْبَاهُ الرِّفْتِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ

ነፍሶቻችሁን በማታለል ላይ መሆናችሁን ያውቃል። በእናንተም ላይ ተመለሰላችሁ። ከእናንተም ይቅርታ አደረገ። አሁን ተገናኙዎቻቸው። አላህም ለናንተ የጻፈላችሁን ነገር (ልጅን) ፈልጉ። ነጭ የንጋት ገመድ ከጥቁር የሌሊት ገመድ ለእናንተ እስከሚገለጽላችሁ ድረስ ብሉ። ጠጡም። ከዚያም ፆምን እስከ ሌሊቱ ድረስ ሙሉ። እናንተ በመስጊዶች ተቀማጭች ኢዕቲካፍ ላይ ስትሆኑ ግን ሚስቶቻችሁን አትገናኙዎቻቸው። ይህች የአላህ ህግጋት ናትና ለመተላለፍ አትቅረቧት። ልክ እንደዚሁ አላህ አናቅጽን ለሰዎች ያብራራል። እነርሱ የተከለከሉትን ሊጠነቀቁ ይከጅላልና።

أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشِرُوا بِهِمْ ۖ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى الْآيِلِ ۖ وَلَا تُبَشِّرُوا بِهِمْ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لِلَّذِينَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

188. ገንዘቦቻችሁንም በመከሰላችሁ በከንቱ (ያለ አግባብ) አትብሉ። እናንተም የምታውቁ ስትኾኑ ከሰዎች ገንዘቦች ከፊልን በኃጢአት ትበሉ ዘንድ ወደ ዳኞች አትጣሏት።

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ ۖ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

189. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ስለላጋ ጨረቃ መለዋወጥ ይጠይቁሃል። «ይህ ክስተት ሰዎች ጊዜን ለመለካት የሚጠቀሙበትና የሐጅንም ወቅት ለማወቅ የሚረዳ ምልክት ነው። መልካም ስራ ሴቶችን ከጀርባዎቻቸው መግባታችሁ አይደለም። ይልቁንም የመልካም ስራ ባለቤት አላህን የሚፈራው ነው። ሴቶችንም በፊት በሮቻቸው በኩል ግቡ። አላህንም ፍሩ ከጀሀንም ቅጣት ልትድኑ ዘንድ።» በላቸው።

*يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحُجَّجِ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۚ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَأَتَّفُوا اللَّهَ ۚ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

190. (ትክክለኛ አማኞች ሆይ!) እነዚያን የሚጋደሏችሁን ከሐዲያን በአላህ መንገድ ተጋደሉ። ነገር ግን ድንበር አትለፉ ። አላህ ድንበር አላፈዎችን አይወድምና።

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ ۖ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

191. ባገኛችኋቸውም ስፍራ ሁሉ ግደሏቸው። ካስወጧችሁም ስፍራ አስወጧቸው። ፈተና (ሁክት) ከመግደል የከፋ ነውና። በተከበረው መስጊድም ዘንድ በእርሱ ውስጥ እስከሚጋደሏችሁ ድረስ በእርሱ ውስጥ አትጋደሏቸው። ከተጋደሏችሁ ግን ግደሏቸው። የከሐዲያን ቅጣት ልክ እንደዚህ ነው።

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ ۖ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

192. ከውጊያ ከታቀቡ ግን አላህ መሀሪና አዛኝ ነው።

فَإِنْ أَنْتَهُمْ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

193. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) ፈተና (ሁከት) ያስከደደና ሃይማኖት ለአላህ ብቻ እስኪሆን ድረስ ተጋደሏቸው። ከታቀቡ ግን የሀይል እርምጃ ድንበርን ባለፉ ላይ እንጂ (በሰላማዊ ላይ) አይጸናም።

وَقَتِيلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِئْتَةً وَيَكُونَ
 الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى
 الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

194. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) የተከበረው ወር በተከበረው ወር አንፃር ነው። ከብሮችም ሁሉ ተመሳሳዮች ናቸው። (ፍትሃዊ አጻፋዊ እርምጃ የተከበረን ህግ በጣሱ ላይ ተደንግጓል)። ወሰን ያለፈባችሁን በእናንተ ወሰን ባለፈው ቢጤ ወሰን ያለፈውን ያህል በእርሱም ላይ ወሰን እለፍበት። አላህንም ፍሩ። አላህ እርሱን ከሚፈሩት ጋር መሆኑንም እወቁ።

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ
 قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
 عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

195. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) በአላህ መንገድ ላይ ለግሱ። ራሳችሁንም በገዛ እጃችሁ ለጥፋት አትዳርጉ። በበጎ ስራም ላይ ጽኑ። አላህ በጎ ሰሪዎችን ሁሉ ይወዳልና።

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
 إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

196. ሐጅንና ዑምራን ለአላህ ብቻ ብላችሁ በትክክል ፈጽሙ። ከጀመራችሁ በኋላ ብትታገዱም ከመስዋአት የቻላችሁትን መሰዋት አለባችሁ። መስዋአቱ ከመታረጃው ስፍራ እስኪደርስ ድረስም ራሳችሁን አትላጩ። ከናንተም ውስጥ በሐጅ ላይ ሁኖ የታመመ ወይም በራስ ቅሉ ላይ ጉዳት የደረሰበት ሰው ቢላጩ ከመፃም ወይም መስዋዕትን ቤዛ መስጠት አለበት። ጸጥታም ባገኛችሁ ጊዜ እስከ ሐጅ መፈጸሚያ ቀን ድረስ በዑምራ አስቀድሞ በመፈጸም የተገለገለ ሰው ከመስዋአቱ የተገራውን (የቻለውን) መሰዋት አለበት። ያላገኘም ሰው ሶስትን ቀናት በሐጅ (ወራት) ላይ ሰባትንም ቀናት ደግሞ በተመለሳችሁ ጊዜ መፃም አለበት። እነዚህ ሙሉ አስር (ቀናት) ናቸው። ይህም (ህግ) ቤተሰቦቹ ከቅዱሱ መስጊድ አቅራቢያ ላልሆኑ ነው። አላህንም ፍሩ። አላህ ቅጣተ ብርቱ መሆኑንም እወቁ።

وَأْتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنِ احْصَرْتُمْ فَمَا
 اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا بِرُءُوسِكُمْ
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم
 مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَىٰ مِّن رَّأْسِهِ فَفَدِيَّةٌ مِّن
 صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن
 تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
 الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي
 الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ
 ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

197. ሐጅ የሚፈጸመው በተወሰኑ የታወቁ ወራት ነው። እናም በእነርሱ ውስጥ ሐጅን ለመስራት ግዴታ የገባ ሰው በሐጅ ክንውን ውስጥ እያለ ቤትን መገናኘት፤ በአላህ ላይ ማመጽና ክርክር አያደርግም። (ሙስሊሞች ሆይ!) የምትሰሩትን ሁሉ አላህ ያውቀዋል። ስንቅም ያዙ። ከስንቅ ሁሉ በላጩ አላህን

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ
 الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي
 الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ
 وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا
 يَتَأُولَى الْأَلْتَبِ ﴿١٩٧﴾

መፍራት ነው። የአጳምሮ ባለቤቶች ሆይ! እኔን ብቻ ፍሩኝ።

198. በሐጅ ጊዜ (በስራ) ከጌታችሁ ችሮታን በመፈለጋችሁ በእናንተ ላይ ምንም ኃጢአት የለባችሁም። ከአረፋት በተንቀሳቀሳችሁም ጊዜ መሸወረል ሀራም ዘንድ ስትደርሱ አላህን አውሱ። ወደ ቀናው የኢስላም መንገድ ስለመራችሁም አውሱት። ወደም ቢል በእርግጥ ከተሳሳቾች ነበራችሁ።
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَضَاتِكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

199. ከዚያ ሰዎች ከተንቀሳቀሱበት ስፍራ ተንቀሳቀሱ። የአላህንም ምህረት ለምኑ። አላህ በእጅጉ መሀሪና አዛኝ ነውና።
ثُمَّ أَفِيضُوا مِّن حَيْثُ أَقَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

200. የሐጅ ስራዎቻችሁን በፈጸማችሁ ጊዜ አባቶቻችሁን እንደምታወሱ ወይም ከእርሱም ይበልጥ በበረታ አላህን አውሱ። ከሰዎችም መካከል፡- «ጌታችን ሆይ! በምድረ ዓለም መልካም እድልን ስጠን።» የሚል ሰው አለ። ለእርሱ በመጨረሻይቱ ዓለም ምንም ድርሻ የለውም።
فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَادْذُكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ ﴿٢٠٠﴾

201. ከእነርሱም መካከል «ጌታችን ሆይ! በምድር ዓለም ደግን ነገር (ጸጋን) በመጨረሻይቱ ሀገርም ደግን ነገር (ገነትን) ስጠን። ከእሳትም ቅጣት ጠብቀን።» የሚሉ አሉ።
وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

202. እነዚያ ከሰፋት በጎ ስራ ድርሻ አላቸው። አላህም ምርመራው ፈጣን ነው።
أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

203. (ሙስሊሞች ሆይ!) በእነዚያ በተወሰኑ ቀናት ውስጥ አላህን አውሱ። በሁለት ቀናት ውስጥ ለመሄድ የተቻለ ሰው በእርሱ ላይ ኃጢአት የለበትም። የቆየም ሰው ኃጢአት የለበትም። ይህም (ምህረት) አላህን ለፈራ ሰው ሁሉ ነው። አላህንም ፍሩ። እናንተ ወደ እርሱ የምትሰበሰቡ መሆናችሁንም እወቁ።
*وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

204. ከሰዎችም መካከል እርሱ ክርክረ ብርቱ ሲሆን በቅርቢቱ ሕይወት ንግግሩ የሚያስደስትህ (የሚደንቅህ) ፤ በልቡ ውስጥ በሚያጠነጥነውም አላህን የሚያስመሰክር ሰው አለ።
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

205. (ካንተ) በዘረ ጊዜ በውስጡ ሊያበላሽና አዝመራንና እንሰሳዎችን ሊያጠፋ በምድር ላይ ይሮጣል። አላህም ጥፋትን አይወድም።
وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

206. ለእርሱ “አላህን ፍራ” በተባለም ጊዜ ትዕቢት (በኃጢአት ስራ ላይ) ይገፋፋዋል። ገሀነምም ለእሱ በቂው ናት። እርሷም በእርግጥ የከፋች ምንጣፍ ናት።

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

207. ከሰዎችም ውስጥ የአላህን ውዴታ ለመፈለግ ሲል ነፍሱን የሚሸጥም ሰው አለ። አላህም ለባሮቹ በጣም ፍህፍህ ነው።

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

208. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ሁላችሁም ወደ አላህ መንገድ እስልምና ጠቅልላችሁ ግቡ። የሰይጣንን እርምጃዎችም አትከተሉ፤ እርሱም ለእናንተ ግልጽ ጠላት ነው።

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

209. ግልጽ ማስረጃዎች ከመጡላችሁ በኋላ እውነትን ከመቀበል ብታፈገፍጉ አላህ ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ መሆኑን እወቁ።

فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

210. አላህ በዳመና ጥላዎች ዉሥጥ ሆኖ እና መላዕክቱ ከያቅጣጫው ወደ እነርሱ እንዲመጡና ጉዳዩ እንዲወሰን እንጂ ሌላ ምንን ይጠበቃሉ። ነገሮች ሁሉ ወደ አላህ ብቻ ይመለሳሉ።

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ اللَّغَمِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

211. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የኢስራኢል ልጆችን ምን ያህል ግልጽ ተወምር እንደሰጣናቸው ጠይቃቸው። የአላህን ጸጋ ከመጣላት በኋላ ለሚለውጥ (ሰው አላህ ይቀጠዋል) አላህ ቅጣተ ብርቱ ነው።

سَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا ءَاتَيْنَهُمْ مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

212. ለእነዚያ ለካዲት ባመኑት የሚሳለቁ ሲሆኑ ቅርቢቱ ሕይወት ተሸለመችላቸው። እነዚያ አላህን የሚፈሩት በትንሳኤ ቀን ከበላዮቸው ናቸው። አላህም ለፈለገው ገጸ በረከቱን ያለገደብ ይሰጣልና።

رُبَّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَزِزُ مَن يَشَاءُ بِعِزِّ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

213. ሰዎች ሁሉ (አላህን አንድ በማድረግ) አንድ ሕዝብ ነበሩ። (ከዚያም ተለያዩ)። ከዚያም አላህ ነብያትን ለመልካም ሰዎች በገነት አብሳሪዎቻቸው ለመጥፎ ሰዎች ደግሞ ከእሳት አስጠንቃቂዎች አድርጎ ላከ። ከነሱ ጋርም ከሰዎቹ መካከል በዚያ እነርሱ በተለያዩበት ነገር ይፈረድ ዘንድ መጽሐፍትን በእውነት አወረደ። በእርሱ ግልጽ አስረጃዎች ከመጡላቸው በኋላ በመካከላቸው በተፈጠረው ምቀኝነት ሰብብ እነዚያው መጽሐፍትን የተሰጡት ሰዎች እንጂ አልተለያዩበትም። አላህ እነዚያን በአላህ ያመኑትን ሰዎች በእነርሱ የተለያዩበትን እውነታ ይገነዘቡ ዘንድ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ وَمَا اختلف فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

በፈቃዱ መራቸው። አላህ የሚሻውን ወደ ቀጥተኛው መንገድ ይመራል።

214. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) በእውነቱ የእነዚያ ከበሬታችሁ ያለፉት አማኞችን ያጋጠመ መከራ የመሰለ ሳይመጣባችሁ ገነትን ልትገቡ ታስባላችሁን? መልዕክተኛውና እነዚያ ከእርሱ ጋር ያመኑት «የአላህ እርዳታ መቼ ነው?» እስከሚሉ ድረስ መከራና ጉዳት ደረሰባቸው። ተርባይባዲም። (ሙስሊሞች ሆይ!) አስተውሉ! የአላህ እርዳታ በእርግጥ ቅርብ ነው (አልናቸው)።

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرُّسُلُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

215. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ምንን እንደሚለግሱ ይጠይቁሃል። «ከየትኛውም ሀብት የምትለግሱት ለወላጆች፣ ለቅርብ ዘመዶች፣ ለየቲሞች፣ ለድሆችና ለመንገደኞች (ለሆን ይገባል።) ከበጎ ነገርም ማንኛውንም ብትሰሩ አላህ እርሱን አዋቂ ነው።» በላቸው።

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالرِّسَالِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

216. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) ከተዲያንን መጋደል በእናንተ ዘንድ የሚጠላ ቢሆንም በእናንተ ላይ በግዴታነት ተደነገገ። አንድ ነገር ለእናንተ ጥሩ ቢሆንም ምናልባት ትጠሉት ይሆናል። አንድንም ነገር እርሱ ለእናንተ መጥፎ ሆኖ እያለ ትወዱት ይሆናል። አላህም የሚሻላችሁን ያውቃል። እናንተ ግን አታውቁም።

كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

217. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በተከበረው ወር ስለመጋደል ይጠይቁሃል። «በእነርሱ ውስጥ መጋደል ትልቅ ኃጢአት ነው። ግን ከአላህ መንገድ ሰዎችን መከልከል፣ በእርሱም መካድ፣ ከተከበረው መስጊድ ማገድ፣ ባለቤቶቹንም ከእርሱ ማፈናቀል አላህ ዘንድ ይበልጥ የተለቀ ወንጀል ነው። ፈተናም (በአላህ ማጋራትም) ከመግደል ይበልጥ ከባድ ነው» በላቸው። ከተዲያን ቢችሉ ከሃይማኖታችሁ እስኪመልሷችሁ ድረስ የሚዋጋችሁ ከመሆን አይጠነኑም። ከናንተ ውስጥ ከሀይማኖቱ የሚመለስና እርሱ ከሃዲ ሆኖ የሚሞት ሁሉ እነዚያ በቅርቡ ሀገርም ሆነ በመጨረሻይቱ ሀገር በጎ ስራቸው ተበላሽቶ። እነዚህ የእሳት ጓዶች ናቸው። በእርሷም ውስጥ ለዘላለም ይዝወትራሉ።

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَزِدَّوَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَظَعُوا وَمَنْ يَزِدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَبِمَتِّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

218. እነዚያ ያመኑና ከሀገራቸው የተሰደዱ፤ በአላህ መንገድ ላይም የተጋደሱ፤ እነዚያ የአላህን እዝነት ይከጅላሉ። አላህም እጅግ መሀሪና አዛኝ ነው።

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَلَّهُُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

219. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አዕምሮን ስለሚያሰክር መጠጥና ስለ ቁማር ይጠይቁሃል። «በሁለቱም ትልቅ ኃጢአትነትና ለሰዎችም ጥቅም አለባቸው። ኃጢአታቸው ግን ከጥቅማቸው በጣም የገዘፈ ነው።» በላቸው። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ምንን እንደሚመጸውቱም (መጠኑን) ይጠይቁሁል። «የተረፋችሁን መጽውቱ።» በላቸው። እንደዚሁ ታስተነትኑ ዘንድ አላህ ለናንተ አንቀጾችን ይገልጽላችኋል።

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۗ قُلْ أَعْمَقُوا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١٩﴾

220. በዳኒያም በአኹራም ታስተነትኑ ዘንድ ይገልጻላችኋል። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ስለየተሞችም ይጠይቁሁል። «የእነርሱን ሁኔታ ማሻሻል በላጭ ነው። የእነርሱ ጉዳይ ከናንተ ጋር ብትቀላቅሉም ወንድሞቻችሁ ናቸው። አላህም አጥፊውን ከአልሚው ላይቶ ያውቃል። አላህም በፈለገ ኖሮ መፈናፈኛ ያሳጣችሁ (በስቸገራችሁ) ነበር። አላህ በሁሉም ነገር አሸናፊና ጥበበኛ ነው በላቸው።»

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي تَمْتَرُ ۗ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

221. (ሙስሊሞች ሆይ!) አጋሪዎችን ሴቶችን በአላህ እስከሚያምኑ ድረስ አታግቧቸው። አጋሪይቱ ነፃ ሴት ምንም ብትስባችሁ እንኳ ያመነችው ባሪያ ሴት በእርግጥ ለእናንተ በላጭ ናት። ለአጋሪዎቹ እስከሚያምኑ ድረስ አትዳሩላቸው። ከአጋሪ ወንድ ምንም ቢስባችሁ አማኝ ባሪያዎች ለእናንተ በላጭ ናቸው። እነዚያ አጋሪዎች ወደ እሳት ይጠራሉ። አላህ ደግሞ ወደ ገነትና ወደ ምህረት ይጠራል። ህግጋቱንም ለሰዎች ሊገሰጹ ዘንድ ይገልጻላቸዋል።

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ ۗ وَلَآئِمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۗ وَلَوْ أَعْبَجْتُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ أَعْبَجْتُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

222. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ስለ ሴቶች የወር አበባ ይጠይቁሃል። «እርሱ ገጂ (አጸያፊ) ነው። እናም ሚስቶቻችሁን በወር አበባቸው ጊዜ ራቁቸው፤ ደሙ ቆሞ ንጹህ እስከሚሆኑ ድረስ ለግንኙነት በፍጹም አትቅረቧቸው። ንጹህ በሆኑ ጊዜም አላህ ባዘዛችሁ ቦታ ተገናኝቸው። አላህ ከኃጢአት ተመላሽችንና ንጹህናን የሚጠብቁትን ይወዳልና።» በላቸው።

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا الَّتِي سَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾

223. ሚስቶቻችሁ ለእናንተ እርሻ ናቸው። እናም እርሻዎቻችሁን በፈለጋችሁት ሁኔታ ግንኙነት ፈጽሙ። ለነፍሶቻችሁ መልካም ስራን አስቀድሙ። አላህንም ፍሩ። እናንተም ከእርሱ ጋር የምትገናኙ መሆናችሁን እውቁ። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አማኞችንም በገነት አብስራቸው።

يَسْأَلُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

224. (ሙስሊሞች ሆይ!) በአላህ ስም የፈጸማችሁት መሀላ በጎ ከመዋል አላህን ከመፍራትም ወይም በሰዎች መካከል እርቀ ሰላም ከማውረድ ግርዶ አታድርጉ። አላህ ሁሉን ሰሚና ሁሉንም አዋቂ ነውና።

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

225. ያለ አስተውሎት በምትፈጽሙት መሐላዎቻችሁ አላህ አይቀጣችሁም። ግን ልቦታችሁ በጽኑ ባሰቡበት መሐላዎቻችሁ ይይዛችኋል። አላህ በጣም መሀሪ፤ ታጋሽ ነውና።

لَا يُوَاجِدُكُمْ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُوَاجِدُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فُلُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

226. እነዚያ ሚስቶቻችውን ላለመገናኘት የሚምሉ ወንዶች ሁሉ ለማሰላሰያ ጊዜ አራት ወራት አላቸው። እናም መሀላቸውን ቢያጥፉና ቢመለሱ አላህ መሀሪና አዛኝ ነው።

لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

227. ፍችን ለመፈጸም ጽኑ ውሳኔ ላይ ከደረሱ ደግሞ (ይፋቱ)። አላህም ሁሉን ሰሚ ሁሉንም አዋቂ ነዉና።

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

228. የተፈቱ ሴቶችም በራሳቸው ሰስትን የወር አበባ ይጠብቁ። በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምኑ ከሆኑ አላህ በማህጸናቸው ውስጥ የፈጠረውን ጽንሰ ሊደብቁ አይፈቀድላቸውም። ባሎቻቸውም እርቅን ከፈለጉ በእነዚህ ወራት ውስጥ የመመለስ መብታቸው ቅድሚያ ነው። ለሴቶች ግዳጅ እንዳለባቸው ሁሉ ፍትሀዊ መብትም አላቸው። ይሁንና ወንዶች (የበለጠ ሀላፊነትን ስለሚሸከሙ) ብልጫ አላቸው። (ተጥሎባቸዋል)። አላህ ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ ነውና።

وَالْمَطْلَقَاتُ يَرِيصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

229. የመመለስ እድል የሚሰጠው ፍቺ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው። ከዚያም በመልካም መያዝ ወይም በበጎ አካሄድ ማሰናበት ነው። (ባሎች ሆይ!) የአላህን ህግጋት ያለማክበር ስጋት ካልኖረባቸው በስተቀር ከሰጣችኋቸው ነገር ምንንም ልትወስዱ ለእናንተ አይፈቀድላችሁም። የአላህን ሕግጋት አለመጠበቃቸውን ብትገነዘቡ ነፃ ለማውጣት በምትፈጽሙው ነገር በሁለቱም ላይ ኃጢአት የለባቸውም። እኒህ የአላህ ሕግጋት ናቸው።

أَلْطَّلَقَ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَأَلْتُمُوهُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
رَاقِدُونَ فِي سَعِيرٍ (በደለኞች) አጥፊዎች ናቸው።
الظَّالِمُونَ ﴿٣٣﴾

230. ከዚያም ለሶስተኛ ጊዜ ከፈታት በኋላ ሌላን ባል እስካላገባች (ከዚያም እስካልተፈታች ወይም እስካልሞተባች) ድረስ ለእርሱ አትፈቀደላትም። ሁለተኛው ባል ከፈታት የአላህን ሕግን እንደሚጠብቁ ተስፋ ካደረጉ በመመለሳቸው በሁለቱም ላይ ኃጢአት የለባቸውም። እንኚህ የአላህ ሕግን ናቸው። ለሚያውቁ ሕዝቦች ሁሉ ያብራራላቸዋል።

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا
تَتَّخِذُوا عَآيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاَتَّقُوا
اللَّهَ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾

232. ሚስቶቻችሁን በፈታችሁ እና የኢዳ ጊዜያቸውን በጨረሱ ጊዜ ጥንዶቹ በመካከላቸው ሕጋዊና ፍትሀዊ የጋራ ስምምነት ላይ ከደረሱ ባሎቻቸውን ከማግባት አታስተዳጉሏቸው። ይህ ከናንተ መካከል በአላህና በመጨረሻ ቀን የሚያምን ሁሉ ይገሰጽበታል። ይህ ለእናንተ በላጭና አጥሪ ነው። አላህ ያውቃል። እናንተ ግን አታውቁም።

233. እናቶች ልጆቻቸውን ሁለት ሙሉ ዓመታትን ያጠባቡ። ይህም ማጥባትን የተሟላ ለማድረግ ለፈለገ ሰው ነው። በአባት ላይ ምግባቸውንና ልብሳቸውን የማቅረብ ግዴታ አለበት። ማንም ነፍስ ከችሎታዋ በላይ አትገደድምና። እናት በልጇ ምክኒያት ጉዳት እንዲደርስባት አይደረግም። አባትም በልጇ ምክንያት እንዲንገላታ መሆን የለበትም። በወራሽም ላይ የዚህ ተመሳሳይ ሀላፊነት አለበት። ወላጆቹ በመልካም ፈቃድ ልጁን ከጡት መነጠል (ማስጣል) ቢፈልጉ በሁለቱም መማከር በሁለቱም ላይ ኃጢአት የለባቸውም። ለልጆቻችሁ አጥቢዎችን ብትቀጥሩ

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا نَفْسَهَا وَلَا يَضَارُّ الْوَالِدَةَ بِوَالِدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَيْنَهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

ተስፋ የሰጣችሁትን ክፍያ በአግባቡ እስከሰጣችሁ ድረስ በማስጠባታችሁ በእናንተ ላይ ምንም ኃጢአት የለባችሁም። አላህን ፍሩ። አላህ የምትሰሩትን ነገር ሁሉ ተመልካች መሆኑን እወቁ።

بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

234. (ወንዶች ሆይ!) እነዚያ ከናንተ ውስጥ የሚሞቱና ሚስቶችን የሚተው ሚስቶቻቸው በራሳቸው አራት ወር ከአስር ቀናትን ከጋብቻ ይታገሱ። ጊዜያቸውንም በጨረሱ ጊዜ በራሳቸው ተነሳሽነት በሚፈጽሙት ሕጋዊ ተግባር በእናንተ ላይ ምንም ኃጢአት የለባችሁም። አላህ የምትሰሩትን ነገር ሁሉ ውስጠ አዋቂ ነው።

فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

235. (ወንዶች ሆይ!) ባሎቻቸው የሞቱባቸውን ሴቶች የጋብቻ (አሽሙር) ፍንጭ በመስጠታችሁ ወይም እንዲህ ዓይነቱን ሀሳብ በውስጣችሁ በማሰባችሁ ምክንያት በእናንተ ላይ ምንም ኃጢአት የለባችሁም። አላህ እናንተ በእርግጥ እንዲህ ዓይነቱን ሀሳብ እንደምታስተናግዱ ቀድሞውኑ ያውቃል። ስለዚህ (አሽሙር) ፍንጭ መስጠትንና ማሰብን ፈቀደላችሁ። ግና በሕግ የታወቀን ጨዋ ንግግር የምትነጋገሩ ካልሆናችሁ በስተቀር የተፃፈው የኢዳ ጊዜው እስከሚደርስ ድረስ ለትዳር እንደምትፈልጓቸው በሚስጥር ቃል አትግቡላቸው። ጋብቻን ለመዋዋልም ቁርጥ ሀሳብ አታድርጉ። አላህ በነፍሶቻችሁ ውስጥ ያለውን ሁሉን ጠንቅቆ የሚያውቅ መሆኑን እወቁ። ተጠንቀቁም፤ አላህ መሀሪና ታጋሽ መሆኑንም እወቁ።

غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

236. (ባሎች ሆይ!) ሴቶችን ግንኙነት ከማድረግ በፊት ወይም ለእነርሱ መሀርን ሳትወስኑላቸው ብትፈቷቸው በእናንተ ላይ ኃጢአት የለባችሁም። ነገር ግን ሀብታምም ደሃም እንደየአቅማቸው ይካሄዳቸው። ይህ አቅምን መሰረት ያደረገ ካሳ በቅን ሰዎች ላይ የተደነገገ ሀግ ነው።

الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

237. (ባሎች ሆይ!) ለሚስቶቻችሁ መሀርን የወሰናችሁላቸው ስትሆኑ ሳትገናኛቸው በፊት ብትፈቷቸው ራሳቸው ይቅር ካሉ ወይም ያ የጋብቻ ውል በእጁ የሆነ ባል ካላግራራ በስተቀር ከወሰናችሁት ግማሹን መስጠት ግድ ሆኖባችኋል። ሁላችሁም ይቅር መባባላችሁ ወደ አላህ ፍሩቻ በጣም የቀረበ

وَأَنْ يَغْفُورَ وَأَنْ يَعْفُوا أَوْ يَغْفُوا أَلَيْدِي بِيَدِهِ عَقْدَةٌ وَالنِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا

ነው። አንዱ ለሌላው በጎ መዋልን አይዘንጋ። አላህም **تَسْوَأُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** (፳፱)

238. (ሙስሊሞች ሆይ!) ሰላቶችን በተለይ መካከለኛይቱን ሰላት ወቅታቸውንና ስርዓታቸውን ጠብቃችሁ ስንዱ። በሙሉ ታዘዥንትም ለአላህ ቁሙ። **حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ** (፳፱)

239. (ሙስሊሞች ሆይ!) የይህንንት ስጋት ሲኖር በእግር እየሄዳችሁም ሆነ ተሳፍራች ስንዱ። ሰላም ሲሰፍን በተለመደው ሥርዓት (ስንዱ።) ታውቁት ያልነበራችሁትን እንዳሳወቃችሁ ሁሉ አላህን በአግባቡ አውሱ (ስንዱ)። **فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدِّكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ** (፳፱)

240. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) እነዚያ ከናንተ ውስጥ ሚስቶችን ትተው የሚሞቱ ሁሉ ለሚስቶቻቸው ከየቤቶቻቸው የማይወጡ ሆነው ሳለ ዓመት ድረስ ወጫቸው እንዲሸፈን መናዘዝ ይኖርባቸዋል። ሚስቶች በፈቃዳቸው ከቤት ቢወጡ ግን ደንብ ጠብቀውና ኃላፊነትን ወስደው በሰፊት ጉዳይ ላይ በሚች ዘመዶች ላይ ምንም ኃጢአት የለባችሁም። **وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْخَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** (፳፱)

241. ለተፈቱ ሴቶች ሁሉ በፈቸው ባል ችሎታ መጠን ዳረጎት (የገንዘብ ድጎማ) ይሰጣቸዋል። ይህ አላህን በሚፈሩ ሰዎች ሁሉ ላይ ተደንግጓል። **وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ** (፳፱)

242. ልክ እንደዚሁ አላህ አናቅጽን ታውቁ ዘንድ ለእናንተ ያብራራላችኋል። **كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** (፳፱)

243. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ብዙ ሺህ ሆነው ሞትን በመፍራት ከሀገሮቻቸው የወጡ ሰዎችን ታሪክ አላየህምን (አላወክምን?) አላህ ለእነርሱ «ሙቱ» አላቸው። ሞቱም። ከዚያ እንደገና ነፍስ ዘራባቸው። አላህም ለሰዎች እጅግ ቸር ነው። ይሁንና አብዛሀኞቹ ሰዎች አያመሰግኑም። *** أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ** (፳፱)

244. (ሙስሊሞች ሆይ!) በአላህ መንገድ ላይ ተጋደሉ። አላህ ሁሉን ሰሚ ሁሉንም አዋቂ መሆኑንም እወቁ። **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَالِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** (፳፱)

245. ለአላህ መልካም ብድርን የሚያበድርና አላህም ብዙ እጥፍ ድርብ አድርጎ እንዲከፍለው የሚሻ ማን ነው? አላህ ለፈለገው ሰው ሲሰዩን ያጠብብታል፤ ለፈለገው ደግሞ ያሰፋላታልም። ወደ እርሱ ብቻ ትመለሳላችሁ። **مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ** (፳፱)

246. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከኢስራኢል ልጆች ከሙሳ ዘመን በኋላ ወደ ነበሩት የቤተ-ኢስራኢል ቅምጥሎች ተልኮላቸው ለነበረው ለነብያቸው «ለእኛ ንጉስን ሹምልን እና በአላህ መንገድ እንዋጋ።» ባሉ ጊዜ የሆነውን አላየህም? እሱም «መዋጋት ቢፃፍባችሁ አትዋጉ ይሆናል።» አላቸው። እነርሱም «ከአገሮቻችንና ከልጆቻችን ተባረን ሳለ በአላህ መንገድ የማንዋጋበት ምን ምክንያት አለን?» አሉ። በእነርሱ ላይ መዋጋት በተፃፈባቸው ጊዜ ግን ከእነርሱ ጥቂቶች ሲቀሩ ከመዋጋት አፈገፈጉ። አላህ አጥፊዎችን ሁሉ በሚገባ ያውቃቸዋል።

أَلَمْ تَر إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ آلِهِمْ أُنْعِمْنَا لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

247. ነብያቸው «አላህ ጧሉትን ንጉስ አድርጎ በእርግጥ ላከላችሁ» አላቸው። እነርሱም፡- «ሰፊ ሀብትም ያልተሰጠ እኛም ከእርሱ ይልቅ ለንግስና ተገቢዎች ስንሆን እርሱ በእኛ ላይ እንዴት ይነግሣል?» አሉ። ነብያቸውም፡- «አላህ በእናንተ ላይ መረጠው እውቀትና የሰውነት ጥንካሬም አጎናጽፎታል። አላህ ንግስናውን ለሚሻለት ሰው ይሰጣል። አላህ ችሮታው ሰፊና አዋቂ ነው።» አላቸው።

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

248. በተጨማሪም ነብያቸው እንዲህ አላቸው። «የንግስናው ምልክት መላእክት የሚሸከሙት ሳጥን ወደ እናንተ ይመጣል። በውስጡ ለናንተ እርጋታን የሚፈጥርና የሙሳ እና የሀሩን ቤተሰብ የተውት ቅርስም ይገኝበታል። በዚህም ውስጥ ትክክለኛ አማኞች ከሆናችሁ ከባድ ተዐምር አላላችሁ።»

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنَ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَقَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

249. ጧሉትም በሰራዊቱ ታጅቦ በመጣ ጊዜ «አላህ በውንዝ ውሃ ይፈትናችኋል። እናም ከእርሱ የጠጣ ሰው ሁሉ ከእኔ አይደለም። እሱን ያልቀመሰው ሰው ግን በእጁ አንድ እፍኝ ያህል የዘገነ ሰው ብቻ ሲቀር እርሱ ከእኔ ነው» አለ። ከእነርሱም መካከል ጥቂቶች ሲቀሩ ከእርሱ ጠጡ። እርሱና እነዚያ ከእርሱ ጋር ያመኑት ወንዙን ባለፉት ጊዜ፡- «ጃሉትን (ጎልያድን) እና ሰራዊቱን ለመዋጋት በቂ ችሎታና ጥንካሬ የለንም።» አሉት። እነዚያ ከአላህ ጋር እንደሚገናኙ የሚያረጋግጡትም «ጥቂት ቡድን በአላህ ፈቃድ ብዙውን ቡድን ያሸነፈበት አጋጣሚ ብዙ ነው። አላህ ከታገሾች ጋር ነውና።» አሉ።

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلتَفُوا إِلَهِكُمْ كَمْ مِّنَ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةَ كَثِيرَةٍ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

250. ለጃሉትና ለሰራዊቱ በተሰለፉም ጊዜ፡- «ጌታችን ሆይ! ትግስትን ለግሰን፡፡ እግሮቻችንን አጽናልን፡፡ በከፋዲያን ሕዝቦችም ላይ እርዳን፡፡» አሉ፡፡

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

251. እናም በአላህ ፈቃድ ድል መቷቸው፡፡ ነብዩ ዳውድም ጃሉትን ገደለ፡፡ ለዳውድ ንግሥናን፤ ጥበብን እና ነብይነትን አላህ ሰጣቸው፡፡ ከሚሻው ነገር ሁሉ አሳወቀው፡፡ አላህ ሰዎችን ከፈላቸውን በከፊሉ መመለሱ (መከላከሉ) ባልነበረ ኖሮ ምድር በጠቅላላ በተበላሸች ነበር፡፡ ግን አላህ በዓለማት ላይ የቸሮታ ባለቤት ነው፡፡

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

252. እነዚህ አናቅጽ በእውነት ባንተ ላይ የምናነባቸው ሲሆኑ የአላህ አናቅጽ ናቸው፡፡ አንተም በእርግጥ ከመልዕክተኞቹ መካከል አንዱ ነህ፡፡

يَلِكْ ءآيَاتِ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

253. እነዚያን መልዕክተኞች ከፈላቸውን በከፊሉ ላይ አበለጡን፡፡ ከእነርሱ መካከልም አላህ ያነጋገረው አለ፡፡ ከፊሎቻቸውንም በደረጃ ከሌሎች ከፍ አድርጓል፡፡ የመርዖምን ልጅ ዒሳንም ግልጽ ተዐምራት ሰጠው፡፡ በቅዱስ መንፈስም (በመላኩ ጂብሪል) አበረታነው፡፡ አላህ በፈለገ ኖሮ እነዚያ ከእነርሱ በኋላ የነበሩት መረጃው ከመጣላቸው በኋላ እርስ በእርሳቸው ባልተዋጉ ነበር፡፡ ግን ተለያዩ፡፡ በመሆኑም ከመሀከላቸው ትክክለኛ አማኝ ክፍል አለ፡፡ ከመሀከላቸውም ከሃዲ አለ፡፡ አላህ በፈለገ ኖሮ እርስ በእርሳቸው ባልተዋጉ ነበር፡፡ አላህ ግን የሚሻውን ሁሉ ይሰራል፡፡

*يَلِكْ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ ۗ وَعَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتُلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلْتُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

254. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ያ ንግድ፤ ወዳጅነትም ሆነ ምልጃ የሌለበት ቀን ከመምጣቱ በፊት ከሰጠናችሁ ሲሳይ ለግሱ፡፡ በዳዮች ማለት ከተዲያን ናቸው፡፡

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

255. አላህ ከእርሱ በስተቀር ሌላ ትክክለኛ አምላክ የለም፡፡ አላህ ምንግዜም ሕያው፤ በራሱ የተብቃቃ ነው፡፡ ማንጎላጆትም ሆነ እንቅልፍ አትይዘውም፡፡ በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ የእርሱ ብቻ ነው፡፡ ያ እርሱ ዘንድ በፍቃዱ ቢሆን እንጂ የሚያማልድ ማን ነው? (ከፍጡራን) ሁሉ በፊታቸው ያለውንና ከኋላቸው ያለውን ሁሉ ጠንቅቆ ያውቃል፡፡ በሻው ነገር እንጂ ከእውቀቱ (ፍጡራን) በምንም ነገር አያከብቡም፡፡ መንበሩ የሰማያትንና የምድርን ስፋት

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۗ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

ይበልጣል። ጥበቃቸውም አያቅተውም። እርሱ የሁሉ የበላይና ታላቅ ነው።

256. በሃይማኖት ማስገደድ የለም። ቅኑ መንገድ ከጠማማው መንገድ በእርግጥ ተገለጠ። በጣኦት (ባዕድ አምልኮ) የሚክድና በአላህ የሚያምን ሰው ሁሉ የማትበጠስ ጠንካራ ገመድን ጨብጧል። አላህ ሁሉን ሰሚ ሁሉንም አዋቂ ነው።
وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

257. አላህ የአማኞች ወዳጅ ነው። ከድቅድቅ ጨለማ ወደ ብርሃን ያወጣቸዋል። እነዚያ አላህን የካዱት ግን ረዳቶቻቸው ጣኦታት ናቸው። ከብርሃን ወደ ጨለማ ይመሯቸዋል። እነዚያ የእሳት ዳዶች ናቸው። እነርሱ በውስጧ ዘውታሪዎች ናቸው።
وَاللّٰهُ وَكَوَالَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اُولٰٓئِكَ اُولُوْهُمُ الظُّلُمٰتُ يُخْرِجُوْنَهُم مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

258. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ያንን አላህ ንግስናን ስለ ሰጠውና በጌታው ጉዳይ በኢብራሂም ላይ ክርክር ስለ ከፈተው ሰው (ታሪክ) መረጃ አላየህምን? ኢብራሂም፡-«ጌታዬ ያ የፈለገውን ሕያው የሚያደርግና የፈለገውን የሚገድል ነው» ሲለው «እኔም የፈለኩትን ህያው አደርጋለሁ፤ የፈለኩትን እገድላለሁ» አለ። ኢብራሂምም፡- «አላህ ጸሐይን በምስራቅ በኩል ያወጣል። እስኪ አንተ ከምዕራብ በኩል አምጣት» አለው። ያም የካደ ሰው ዋለለ (መልስ አጣ)። አላህ ግፈኛ ሕዝቦችን ሁሉ አይመራምና።
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حٰجَّ اِبْرٰهِيْمَ فِي رَبِّهٖۤ اَنْۢ ءَاتٰهُ اللّٰهُ الْمَلِكَۙ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ اَنَا اٰحْيٰى وَاُمِيتُۙ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ فَاِنِ اللّٰهُ يٰٓاْتِي بِالشَّمْسِ مِنۡ الْمَشْرِقِۙ قٰتِلْ بِهَا مِنَ الْمَعْرِبِۙ فَهَبْتِ الَّذِي كَفَرَۙ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥٨﴾

259. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ወይም ያንን ሙሉ በሙሉ በፈራረሰች ከተማ ያለፈውን ሰው ተሞክሮ አላገናዘብክምን? «ይህችን ከተማ ከሞተች በኋላ አላህ እንዴት ሕያው ያደርጋታል? አለ። ከዚያ አላህ ገደለውና ሙቶ ዓመትን አቆየው። ከዚያ አስነሳው «ምን ያህል ቆየህ?» አለው። «አንድ ቀን ወይም የቀንን ከፊል ቆይቻለሁ» አለ። «ይልቁንም ሙቶ ዓመት ነው የቆየኸው። ወደ ምግብህና ወደ መጠጥህም ተመልከት። አንዱም አልተለወጠም። ወደ አህያህም ተመልከት። ለሰው ልጅም ተዐምር ልናደርግህ ዘንድ ይህንን ስራን፤ ወደ አጽሞቻም እንዴት እንደምናስነሳት ከዚያ ስጋን እንዴት እንደምናለብሳት ተመልከት።» አለው። ለእርሱም ማስረጃ በገለጸለት ጊዜ «አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ መሆኑን አውቃለሁ» አለ።
اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَاۙ قَالَ اِنَّىُّ يُحْيِيۙ هٰذِهِ اللّٰهُۙ بَعَدَ مَوْتِهَاۙ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُۙ مِآئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥۙ قَالَ كَيْفَ لِيۤ بَلِيۤتٌۙ قَالَ لِيۤبُتُۙ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍۙ قَالَ بَل لِّيۤبُتَۙ مِآئَةَ عَامٍۙ فَانظُرْۙ اِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّۙ وَاَنْظُرْۙ اِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِكُجْعَلِكَۙ عٰٓيَةًۙ لِلنَّاسِۙ وَاَنْظُرْۙ اِلَى الْعِظَامِۙ كَيْفَ نُنشِزُهَاۙ ثُمَّ نَكْسُوْهَاۙ لَحْمًاۙ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥۙ قَالَ اَعْلَمُۙ اَنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٥٩﴾

260. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ኢብራሂም «ጌታዬ ሆይ! ሙታንን እንዴት ሕያው እንደምታደርግ እስቲ አሳዎኝ» ባለ ጊዜ የሆነውን ታሪክ አስታውሰ:: አላህ:- «አላመንክምን?» አለው:: ኢብራሂምም «በፍጹም (አይደለም) አምኛለሁ:: ግን ልቤ ሙሐ በሙሐ እንዲረጋጋ ነው::» አለው:: አላህም:- «አራት ወፎችን ያዝና ወደ አንተ ሰብስባቸው:: ከዚያ ቆራርጣቸው:: ከዚያም በየከረብታው ሁሉ ላይ ከእነርሱ ቁራጭ ቁራጭ አካላቸውን አስቀምጡ:: ከዚያም ጥራቸው በፍጥነት ወደ አንተ ይመጣሉ:: አላህ አሸናፊና ጥበበኛ መሆኑን እወቅ::» አለው::

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَئِن لَّا يَظُنُّوا أَنَّهُم مُّخْرَجُونَ لَيَظُنُّوا أَنَّ أَرْبَعَةَ مِنَ الْظُلُمِ فَضْرَهُنَّ إِنَّكَ تُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا تُمَّ ادْعُهُنَّ يَا بَيْتِكَ سَعِيًّا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

261. እነዚያ ገንዘቦቻቸውን በአላህ መንገድ የሚለግሱ ሰዎች ልግስና ምሳሌ በየዘላለው ሁሉ መቶ ቅንጣት ያለባቸውን ሰባት ዘላለዎች እንዳበቀላች አንዲት ፍሬ ምሳሌ ነው:: አላህ ለሚሻው ሁሉ አባዝቶ ይለግሳል:: አላህ ችሮታው ሰፊና አዋቂ ነው::

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ سَبْعِ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

262. እነዚያ ገንዘቦቻቸውን በአላህ መንገድ የሚለግሱ ከዚያ በሰጡት ነገር መመዘኛና ማስከፋት የማያስከትሉ ሁሉ ለእነርሱ በጌታቸው ዘንድ ምንዳቸው አላላቸው:: በእነርሱም ላይ ስጋትም የለባቸዉም:: አይተክዙምም::

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

263. መልካም ግግርና ይቅርባ ይሰጡት ብቻ ማስከፋት ከሚከተለው ምጽዋት በላይ ነው:: አላህ በራሱ ተብቃቂና ታጋሽ ነው::

* قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ بِتَبْغَاهَا أَدَىٰ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

264. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! እንደ እነዚያ ገንዘብን ለሰዎች ለማሳየት ሲል እንደሚሰጠውና በአላህና በመጫረሻው ቀን እንደሚያምነው ሰው ምጽዋቶቻችሁን በመመዘኛና ተረጂውን በማስከፋት አታበላሹ:: የዚህ አይነቱም ድርጊት ምሳሌው በላይ ላይ አፈር እንዳረፈበት ለሰላሳ ድንጋይ ሲሆን እሱም ሀይላኛ ዝናብ አግኝቶት እንደተራቆተ ብጤ ነው:: እነኝህ አይነት ሰዎች ከሰሩት ነገር በምኑም ሊጠቀሙ አይችሉም:: አላህ ከሐዲያን ሕዝቦችን በፍጹም ወደ ቀናው መንገድ አይመራምና::

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقًا وَاللَّيْسَ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

265. የእነዚያ የአላህን ውዴታ ለመፈለግና ከነፍሶቻቸው እምነትን ለማረጋገጥ ብለው ገንዘቦቻቸውን የሚለግሱት ምሳሌያቸው በተስተካከለች ከፍተኛ ቦታ ላይ እንዳላች አትክልት ሲሆን ይህች አትክልት ከፍተኛ ዝናብ አግኝታ እጥፍ

وَمَثَلُ الَّذِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أَكْطَاهَا

ድርብ ምርት እንደሰጠች ከፍተኛ ዝናብ ባታገኝ እንኳን ካፈደ ብቻ እንደሚበቃት የአትክልት አይነት ይመስላል። አላህ የምትሰፍትን ሁሉ ተመልካች ነው።

ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَظُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٥﴾

266. ከናንተ አንዳችሁ ሁሉን ዓይነት ምርት የምትሰጡ ከስሯ ወንዞች የምፈሱባት የዘንባባዎችና የወይዖች የአትክልት ቦታ ልትኖረው እርጅናም ሊነካውና በእነርሱም ደካሞች ረዳት የለሽ ህፃናት ያሉት ሲሆኑ በውስጡ እሳት ያለበት ውርጭ ምርቱ ላይ አይጋ ሊያደርስበት እና ልትቃጠልበት ይወዳልን? ልክ እንደዚሁ አላህ አናቅጽን ለእናንተ ያብራራል። ልታስተነትኑ ይከጃላል።

أَيُّدٌ أَحَدَكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفَاءُ فَاَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٦﴾

267. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ካፈራችሁትና ከዚያ ለእናንተ ከምድር ካወጣንላችሁ ከመልካሙ ለግሱ። መጥፎውንም ለመስጠት አታስቡ። እርሱን ለራሳችሁ አይኖቻችሁን ጨፍናችሁ እንጂ የማትወስዱት ስትሆኑ ከእርሱ (ከመጥፍ) ትሰጣላችሁን? አላህ ተብቃቂና ምስጋን መሆኑን እወቁ።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٦٧﴾

268. ሰይጣን እንዳትለግሱ በድህነት ያስፈራራችኋል። በመጥፍም ያዘችኋል። አላህ ከእርሱ የሆነን ምህረትና ችሮታን ሊያጎናጽፋችሁ ተስፋ ሰጥቷችኋል። አላህ ችሮታው ሰፊና ሁሉን አዋቂ ነው።

الشَّيْطٰنُ يَٰعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ وَاللَّهُ يَٰعِدُّكُمْ مَّعْقِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٨﴾

269. አላህ ለሚሻው ሰው ጥበብን ይሰጣል። ጥበብንም የሚስሱ ሰው ሁሉ ብዙ መልካም ነገርን በእርግጥ ተሰጥቷል። የአዕምሮ ባለቤቶች እንጂ ሌላው አይገሰጽም።

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٦٩﴾

270. ከምጽዋት ማንኛውንም የላገሳችሁትን ወይም ከስለት የተሳላችሁትን አላህ ጠንቅቆ ያውቀዋል። ለበዳዮች (ግፈኞች) ሁሉ ምንም አይነት ረዳቶች የሏቸውም።

وَمَا أَنفَقْتُمْ مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُر وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٠﴾

271. ምጽዋቶችን ብትገልጹ እርሷ ምንኛ መልካም ተግባር ናት። ብትደብቋትና ለድሆች ብትሰጧት እርሱ ለእናንተ በላጭ ነው። ከታጢአቶቻችሁ ከእናንተ ያብሳል። አላህ በምትሰፍት ሁሉ ውስጠ አዋቂ ነው።

إِن تَبَدُّوْا الصَّدَقَاتِ فَوَيْحًا هٰٓءِ وَإِن تُخْفَوْهَا وَتُوْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٧١﴾

272. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነርሱን ማቅናት ባንተ ላይ ግዴታ የለብህም። አላህ ግን የሚሻውን ሰው ያቀናል። የምትለግሱት ገንዘብ ሁሉ ምንዳው ለነፍሶቻችሁ ብቻ ነው። የአላህን

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلَأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ

ውዴታውን በመፈለግ እንጂ ምንምም አትለግሱ። **اللَّهُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِيَّكُمْ وَانْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ** ፳፯

273. (ምጽዋት የምትሰጡት ዘካና ልገሳ) ለእነዚያ በአላህ መንገድ በግል ሕይወታቸው ከመንቀሳቀስ (ለታገዱት) ፋታ ላጡ ድሆች ነው። መሬት ውስጥ መጓዝ (ልመና) አይችሉም። ከቁጥብነታቸው የተነሳ ውስጣቸውን የሚያውቅ ሰው ሁሉ ሀብታሞች ናቸው ብሎ ይገምታቸዋል። በምልክታቸው ታውቃቸዋለህ። ሰዎችን በችክታ አይለምኑም። ከገንዘብም የምትለግሱትን ሁሉ አላህ ሁሉን አዋቂ ነው።

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَاءً مِنَ الْعَتَافِ تُعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ፳፻

274. እነዚያ ገንዘቦቻቸውን በሌሊትና በቀን በድብቅም ሆነ በግልጽ የሚለግሱ ሰዎች ሁሉ ለእነርሱ በጌታቸው ዘንድ ዋጋቸው ይስ-ሰጣቸዋል። በእነርሱም ላይ ምንም ይደርስብናል ብለው ፍርሀት የለባቸዉም። ምንም ነገር ያመልጠናል ብለው አያዝኑም።

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ፳፻፲

275. እነዚያ አራጣን የሚሰሉ ሁሉ ያ ሰይጣን ሰፍናበት ራሱን የሚስት ሰው ከአውድቅቱ እንደሚነሳ አይነት ሁነው እንጂ ከመቃብራቸው አይነሱም። ይህም የሆነው እነርሱ መሸጥ ልክ እንደ አራጣ ነው በማለታቸው ነው። አላህ ግን መሸጥን ፈቅዷል። አራጣን እርም አድርጓል። ከጌታው ግሳጾ የመጣለት እና ከዚያ የተከለከለ ሰው ሁሉ ከዚህ አዋጅ በፊት ያካበተውን እንደያዘ መቆየት ይችላል። የወደፊት እጣፈንታው ወደ አላህ ነው። አራጣን ወደ ሙብላት የተመለሱ ሰዎች እነዚያ የእሳት ጓዶች ናቸው። እነርሱ በውስጧ ዘወታሪዎች ናቸው።

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ፳፻፲፱

276. አላህ የአራጣን ገንዘብ ያከስማል (በረከቱን ያጠፋል)። መልካም ልገሳዎችን ያፋፋል። አላህም ታጢአተኛንና ከተዲን ሁሉ አይወድምና።

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ፳፻፳

277. እነዚያ ያመኑና መልካም ስራዎችንም የሰሩ፤ ሰላትን አስተካክለው የሰገዱና ዘካንም የሰጡ እነርሱ በጌታቸው ዘንድ ምንዳቸው አላቸው፤ በእነርሱም ላይ ምንም ይደርስብናል ብለው ፍርሀት የለባቸዉም። ምንም ነገር ያመልጠናል ብለው አያዝኑምም።

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ፳፻፺

278. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህን ፍሩ። ከአራጣም የቀረውን አትውሱዱ። ትክክለኛ አማኞች ከሆናችሁ (ተጠንቀቁ)።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْتَقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ፳፻፺፱

279. የታዘዘችሁትን ባትሰሩ ከአላህና ከመልዕክተኛ ጦርነት ታውጃባችኋል። ከወለዳዊ ድርጊታችሁ ብትታቀቡ ግን አንጡራ ገንዘባችሁ ለእናንተው እንደተጠበቀ ነው። ሌሎችን አትበድሉም አትበድሉምም።

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْرَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رِزْوَانٌ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

280. የድህነት ባለቤት ባለዕዳ ሰው ቢኖር ገንዘብ እስኪያገኝ ድረስ ማቆየት ነው። (የእድይታ ጊዜ ይሰጠው) ስጡት። እዳውን በበጎ አድራጊነት ሙሉ በሙሉ ብትሰርዙላትም ለእናንተ በላጭ ነው። የምታውቁ ብትሆኑ (ትሰሩታላችሁ)።

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

281. ያን ወደ አላህ የምትመለሱበትን ቀን ፍሩ። ሁሉም ነፍስ ያኔ ከሰራቸው አኳያ ዋጋዋን ታገኛለች። በዚያ ዕለት (በሱ ዉስጥ) ተበዳይ ወገኖች ፈጽሞ አይኖሩም።

وَأْتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

282. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ በእዳ በተዋዋላችሁ ጊዜ ዓፋት። ጸሐፊውም በመካከላችሁ በትክክል ይፃፍ። ጸሐፊም አላህ ልክ እንዳሳወቀው መፃፍን ለመፃፍ እንቢ አይበል። ይፃፍም። ያም በእርሱ ላይ እዳ ያለበት ሰው በቃሉ ያለበትን እዳ ያስጽፍ። ጌታውን አላህን ይፍራ። ካለበት እዳ ምንም አያጉድል። ያም በእርሱ ላይ እዳው ያለበት የአእምሮም ሆነ የአካል መታወክ ካለበት ወይም በቃሉ ማስፃፍን የማይችል ከሆነ ወኪሉ በትክክል ያስጽፍላት። ከወንዶቻችሁ ሁላትን ምስክሮች አስመስክሩ። ሁላትም ወንዶች በስፍራው ካልተገኙ ግን ለምስክርነት በቂ የሆነ አንድ ወንድና አንደኛዋ ስትረስ አንደኛይቱ ሌላዋን ታስታውሳት ዘንድ ሁላት ሴቶች ይመስክሩ። ምስክሮችም በተጠሩ ጊዜ ከመመስከር እንቢ አይበሉ። (እዳው) ትንሽ ወይም ትልቅ ቢሆንም እስከጊዜው ድረስ ከመፃፍ አትሰልፍ። ይህ አላህ ዘንድ በጣም ትክክል ለምስክርነቱም ተዐማኒነት የሚያገናጽፍ ጥርጣሬንም ለማስወገድ በጣም የተመቻ አሰራር ነው። በመካከላችሁ እጅ በእጅ በምትለዋወጡት ንግድ ላይ ግን ባትጽፏት በእናንተ ላይ ታጢአት የለባችሁም። በተሻሻጣችሁ ጊዜ አስመስክሩ። ጸሐፊም ሆነ ምስክር ባለጉዳዩ ጉዳት ሊያደርስባቸው አይገባም። ይህንን ብትሰሩ በእናንተ በኩል የሚመጣ አመጽ ነው። አላህን ፍሩ። አላህ ያሳውቃችኋል። አላህ ሁሉንም ነገር አዋቂ ነውና።

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بَيْنِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكُفُّوهُ وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتُبْ وَلْيَمْلِكِ الِذَىٰ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الِذَىٰ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْفُرُوا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

283. በጉዞ ላይ ብትሆኑና ጸሐፊ ባታገኙ በእጅ የተጨበጡ መተማመኛዎችን ያዙ። ከፈላችሁ ከፈሉን ቢያምን ያ የታመነው ሰው አደራውን በትክክል ያድርስ። አላህንም ጌታውን ይፍራ። ምስክርነትንም አትይብቁ። ምስክርነትን የሚይብቃት ልበ ኃጢአተኛ ነው። አላህ የምትሰሩትን ሁሉ አዋቂ ነውና።

﴿وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾



284. በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያለ ሁሉ የአላህ ብቻ ነው። በነፍሶቻችሁ ውስጥ ያለውን ብትገልጹት ወይም ብትይብቁት አላህ በእርሱ ይቆጣጠራችኋል የሚሻውን ሰው ይምራል። የሚሻውንም ሰው ይቀጣል። አላህ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ ነውና። ይተሳሰባችኋል።

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾



285. መልዕክተኛው (ሙሐመድ) ከጌታው ወደ እርሱ በተወረደለት (ቁርአን) አምኗል። አማኞችም እንደዚሁ አመኑ። ሁሉም በአላህ፣ በመልዕክቱ፣ በመጽሐፉትና በመልዕክተኞቹ «ከእነርሱ በአንዱም መካከል አንለይም (አንክድም)» የሚሉ ሲሆኑ አመኑ። «የአላህን ትዕዛዞችንም ሰማን ታዘዝንም። ጌታችን ሆይ! ምህረትህን እንሻለን ። የሁሉም መመለሻ ወደ አንተው ብቻ ነው። አሉም።

﴿عَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ عَمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

286. አላህ የትኛዋንም ነፍስ ከችሎታዋ በላይ አያስገድዳትም። ነፍስ ሁሉ ለሰራችው መልካም ስራ ሁሉ ተገቢው ምንዳ አላት። በእርሷም ላይ ባፈራችው (ኃጢአት) ተገቢው ቅጣት አለባት። (ሙስሊሞች) «ጌታችን ሆይ! ብንረሳ ወይም ብንሳሳት (አትቅጣን)። ጌታችን ሆይ! ከባድ ሸክምን ከእኛ በፊት በነበሩት ህዝቦች ላይ እንደጫንከው ሁሉ በእኛ ላይ አትጫንብን። ጌታችን ሆይ! ለእኛ ችሎታ የሌለንን ነገር አታሸክመን። ለእኛም ይቅርታ አድርግልን። ለእኛም ምህረትን አድርግልን። እዘንልንም። ረዳታችን አንተ ብቻ ነህና። በከሐዲ ሕዝቦች ላይም ድልን አጎናጽፈን።» (በሉ።)

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾



ሱረቱ ኣሊ-ኢምራን

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ኣሊፍ፤ ላም፤ ሚም፤

﴿م﴾

2. ኣላህ ከእርሱ ሌላ ትክክለኛ አምላክ የለም። ኣላህ ህያው፤ በራሱ የተብቃቃና የሁሉ ነገር አስተናባሪ (የፍጡራን ተንከባካቢ) ነው።

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿١﴾

3. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ኣላህ ቁርኣንን ከእርሱ በፊት ያሉትን መጽሐፍት የሚያረጋግጥ ሲሆን ባንተ ላይ ከፋፍሎ በእውነት አወረደው። ከቁርኣን በፊትም ለሰዎች መሪ አድርጎ ተውራትንና ኢንጅልን አውርዷል።

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٢﴾

4. ከቁርኣን በፊትም ለሰዎች መሪ አድርጎ ተውራትንና ኢንጅልን አውርዷል። (በእውነትና በውሸት መካከል መለያ የሆነውን) ፍርቃንንም አወረደ። እነዚያ በአላህ አናቅጽ የካዱ ሁሉ ብርቱ ቅጣት አለባቸው። ኣላህ ሁሉን አሸናፊ፤ አስተባባሮችን ተበቃይም ነውና።

مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤﴾

5. ኣላህ በምድርም ሆነ በሰማይ ምንም ነገር አይሸሽግበትም።

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٥﴾

6. በማህጸኖች ውስጥ እንደፈለገው አድርጎ የሚቀርፃቸው እርሱው ነው። ከእርሱ ከአሸናፊውና ከጥበቃው ጌታ በስተቀር ሌላ ትክክለኛ አምላክ በፍጹም የለም።

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

7. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ኣላህ ያ ባንተ ላይ መጽሐፍን-(ቁርኣንን) ያወረደ ነው። ከመጽሐፍም ውስጥ ግልጽ የሆኑ አናቅጽ አሉ። እነርሱም የመጽሐፍ መሰረቶች ናቸው። ሌሎች ደግሞ አሻሚ ትርጉም ያላቸው አሉ። እነዚያ በልቦቻቸው ውስጥ ጥመት ያለባቸው ሌሎችን ለማሳሳት በማሰብና ትርጉሙን በሻቸው ለመለወጥ ሲሉ አሻሚ ትርጉም (ተመሳሳይነት) ያሏቸውን አናቅጽ ብቻ ይከታተላሉ። ትክክለኛ ትርጉማቸውን ኣላህ ብቻ እንጂ ሌላ ማንም አያውቀውም። እነዚያ በእውቀት የጠለቁት ግን «በእርሱ አምነናል። ሁሉም ከጌታችን ዘንድ ነው።» ይላሉ። የአእምሮ ባለቤቶች እንጂ አይገሰጹም።

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرٌ مُّتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ ۗ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

8. (እነርሱም የሚሉ ናቸው፡) «ጌታችን ሆይ! ቅኑን መንገድ ከመራሽን በኋላ ልቦቻችንን ወደ መጥፎ አታዘንብልብን። ካንተ ዘንድ የሆነን ችሮታ ስጠን። አንተ በጣም ለጋስ ነህ።»

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

9. «ጌታችን ሆይ! አንተ በዚያ ለመምጣቱ ጥርጥር በሌለበት ቀን ሰውን ሁሉ ሰብሳቢ ነህ። ምን ጊዜም አላህ ቀጠሮን አያፈርስምና»።

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾

10. እነዚያ የካዲትን ገንዘቦቻቸውና ልጆቻቸው ከአላህ (ቅጣት) አያስጥሏቸውም። እነዚያም እነርሱ የእሳት ማገዶዎች ናቸው።

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُعْطِيَهُمْ أَصْوَابَهُمْ وَلَا أَزْوَاجَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾

11. ምሳሌያቸው ልክ እንደ ፈርዖን ቤተሰቦችና እንደዚያ ከበፊታቸውም እንደነበሩት ሕዝቦች ልማድ ነው። በአናቅጻችን አስተባበሉ። እናም አላህ በኃጢአቶቻቸው ቀጣቸው። አላህ ቅጣተ ብርቱ ነውና።

كَذَٰبٌ عَالٍ فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

12. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ለእነዚያ በአላህ ለካዲ ሰዎች «በቅርብ ጊዜ ትሸነፋላችሁ። ከዚያም በገሀነም ትሰበሰባላችሁ። ምንጣፊቱም (ገሀነም) ምን ትከፋ!» በላቸው።

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتٌ بَلْ يَرَوْنَ الْكَافِرِينَ يَكُونُونَ لَهُمْ سَبْعِينَ أَلْفًا عَشْرًا ذِي فِئَةٍ مُّصَوِّفِينَ فَبُذِلُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ﴿١٢﴾

13. በእነዚያ (የቡድር) ቀን በተጋጠሙት ሁለት ቡድኖች ለእናንተ ብዙ ተዓምራት አሉ። አንደኛው ቡድን በአላህ መንገድ ትጋደላላች። ሌላይቱ ቡድን ደግሞ ከተዳ ናት። በዓይን አስተያየት እጥፋቸው ሆነው ያዩዋቸዋል (በቁጥር የነርሱ እጥፍ ሆነው በአይናቸው ተመለከቷቸው)። አላህ በእርዳታው የሚሻውን ሁሉ ያበረታልና። በዚህ ውስጥ ለማስተዋል ባለቤቶች ሁሉ በእርግጥ መገሰጫ አለበት።

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الَّذِينَ التَّقَاتِ فِئَةٌ تَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

14. ከሴቶች፣ ከወንዶች ልጆች፣ ከወርቅ፣ ከብር፣ ከተከማቹ ገንዘቦች፣ ከተሰማሩ ፈረሶች፣ ከግመል ከከብትና ከፍጥፍ፣ ከአዝመራም የሆኑ ፍላጎቶችን መውደድ ለሰዎች ተሸለመላቸው (ሰዎች ዘንድ የተወደዱ ተደረገላቸው)። ይህ ሁሉ የቅርቡ ሕይወት መጠቃቀሚያ ብቻ ነው። አላህ ግን እርሱ ዘንድ መልካም የሆነ መመለሻ (ገነት) አለው።

رَبِّنَا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنْطِيطِ وَالْمُنَظَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَوَابِ ﴿١٤﴾

15. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ከዚህ ከተዋበላችሁ ጉዳይ የሚበልጥን ልንገራችሁ? እርሱም ለእነዚያ አላህን ለሚፈሩ ሁሉ በጌታቸው

* قُلْ أُوْتِيتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

ዘንድ በስራቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው ገንዞች በውስጧ ሁልጊዜ ነዋሪዎች ሲሆኑ ንጹህ ሚስቶችና ከአላህ የሆነ ውዴታም አለላቸው። አላህም ባርያዎቹን ተመልካች ነው።» በላቸው።

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَثْرَتُ ثَمَرِهِمْ وَلَا يَأْتُوا الصَّلَاةَ إِلَّا خِلَافًا بِأَعْيُنِهِمْ فَاصْبِرْ بِالْعِبَادِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥﴾

16. (እነርሱም) እነዚያ «ጌታችን ሆይ! እኛ ባንተ አመንን። ኃጢአቶቻችንን ማርፈን። የእሳትን ቅጣት ጠብቀን።» የሚሉ ናቸው።

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَعْمَاءُ فَاصْفِرْ لَنَا صُفْرًا ۖ وَمَا نَكْفِيكَ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ﴿١٦﴾

17. እነርሱም ታጋሾች፤ እውነተኛች፤ ታዛዥች፤ ለጋሾችና በሌሊት መጨረሻዎች ሰዓታት ላይ አላህን ምህረት የሚለምኑ ናቸው።

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

18. አላህ (በማስተካከል) ቀጥ ያለ ሲሆን ከእርሱ በስተቀር ሌላ ትክክለኛ አምላክ የሌለ መሆኑን መሰከረ። መላዕክትና የእውቀት ባለቤቶችም መሰከሩ። ከእርሱ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም። እርሱ ሁሉን አሸናፊውና ጥበበኛው ነው።

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابًا مَا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

19. አላህ ዘንድ የተወደደው ሀይማኖት ኢስላም ብቻ ነው። እነዚያ መጽሐፍን የተሰጡ ሰዎች በመካከላቸው ባለው ምቀኝነት እውቀቱ ከመጣላቸው በኋላ እንጂ አልተለዩም። በአላህ አናቅጽ ለሚክድ ሁሉ አላህ ምርመራው ፈጣን ነው።

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا أَلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بَيَّاتٍ لِلَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

20. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ቢከራከሩህም «ፊቴን ለአላህ ብቻ ሰጠሁ። የተከተሉኝም እንደዚሁ ለአላህ ብቻ ሰጡ።» በላቸው። ለእነዚያም መጽሐፍን ለተሰጡ ሰዎችና ለመሃይማኑ (ዐረቦች)፡- «ሰለማችሁን?» በላቸው። ቢሰልሙም በእርግጥ ወደቀናው መንገድ ተመሩ። እምቢ ቢሉ ግን ባንተ ላይ ያለብህ መልዕክትን ማድረስ ብቻ ነው። አላህ ባሮቹን ተመልካች ነውና።

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيَّةِينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٠﴾

21. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ በአላህ አናቅጽ የሚክዱ፤ ነብያትንም ያለ አግባብ የሚገድሉ፤ ከሰዎችም ውስጥ እነዚያን በትክክለኛነት የሚያዙትን የሚገድሉ በአሳማሚ ቅጣት አብስራቸው።

إِنَّ الدِّينَ يَكْفُرُونَ بَيَّاتٍ لِلَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَيِّتْهُمْ بِعَدَابِ آيِمٍ ﴿٢١﴾

22. እነዚያ በቅርቢቱም ሆነ በመጨረሻይቱ ዓለም ስራዎቻቸው የተበላሹ ናቸው። ለእነርሱም ምንም ረዳቶች የሊቸዱም።

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتِ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

23. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ እነዚያ ከመጽሐፍ (ትምህርት) ድረሻን ወደ ተሰጡት ሰዎች አላየህምን? ወደ አላህ መጽሐፍ በመካከላቸው ይፈረድ ዘንድ ይጠራሉ። ከዚያ ከእነርሱ ገሚሶቹ (ከፊሎቹ) እውነቱን ወደ ጎን የተው ሆነው ይሸሻሉ።

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

24. ይህም እነርሱ «የገሀነም እሳት የተቆጠሩ ቀናትን ብቻ እንጂ አትነካንም።» በማለታቸው ነው። በሀይማኖታቸውም ይቀጣጥፉት የነበሩት ነገር አታለላቸው።

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن نَّمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٢٤﴾

25. በእርሱ መምጣት ጥርጥር የሌለበት በሆነው ቀን በሰበሰቡባቸውና ነፍስ ሁሉ የሰራቸውን ስራ በተሞላች ጊዜ እንዴት ይሆናሉ? እነርሱም ቅንጣትንም አይበደሉም።

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ يَوْمَئِذٍ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

26. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ! እንዲህ) በል: «የንግስና ባለቤት የሆንከው አላህ ሆይ! ለምትሻው ሰው ንግስናን ትሰጣለህ። ከምትሻውም ሰው ንግስናን ትገፋለህ። የምትሻውንም ሰው ታልቃለህ። የምትሻውንም ሰው ደግሞ ታዋርዳለህ። መልካም ነገር ሁሉ በእጅህ ብቻ ነው። አንተ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነህና።

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمَالِ قُوَّةُ الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَالِ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

27. «ሌሊቱን በቀን ውስጥ ታስገባለህ። ቀኑንም በሌሊት ውስጥ ታስገባለህ። ሕያውንም ከሙት ታወጣለህ። ሙታንንም ከሕያው ታወጣለህ፤ ለምትሻውም ሁሉ መጠን የለሽ ሲሳይ ትሰጣለህ።» በል።

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

28. አማኞች ከሐዲያንን ከአማኞች ሌላ ረዳቶች አድርገው አይደዙ። ይህንን የሚሰራ ከአላህ ሀይማኖት በምንም ውስጥ አይደለም። ከእነርሱ መጠበቅን ብትጠበቁ እንጂ። አላህ ከእርሱው ያስጠነቅቃችኋል። መመለሻም ወደ አላህ ብቻ ነውና።

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

29. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በልበቻችሁ ውስጥ ያለውን ሁሉ ብትደብቁት ወይም ብትገልጹት አላህ ያውቀዋል። በሰማያት ውስጥ ያለውንና በምድር ውስጥ ያለውን ሁሉ ያውቃል። አላህም በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነው።» በል።

قُلْ إِن تَحْقُقُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

30. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ያን ነፍስ ሁሉ ከመልካም ነገር የሰራቸውን የቀረበ ሆኖ የምታገኝበትን ቀን (አስታውስ)። ከመጥፎም

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا

የሰራችው በእርሷና በታጢአቱ መካከል በጣም የሰፋ ርቀት ቢኖር ትመኛለች። አላህ እራሱን ያስጠነቅቃችኋል። አላህ ለባሮቹ ፍህፍህ ነው።

وَبَيِّنَةٌ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣١﴾

31. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!)፦ «አላህን የምትወዱ እንደሆናችሁ እኔን ተከተሉኝ። አላህም ይወዳችኋል፤ ታጢአቶቻችሁንም ለእናንተ ይምራል። አላህ መሀሪና አዛኝ ነው።» በላቸው።

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

32. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!)፦ «አላህንና መልዕክተኛውን ታዘዙ። ብሽሹም አላህ ከሓዲያንን አይወድም» በላቸው።

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

33. አላህ (ነብዩ) አደምን፣(ነብዩ) ኑህን፣(የነብዩ) ኢብራሂምን ቤተሰብ እና የዒምራንን ቤተሰብ ከአለጣት አበለጣቸው (መረጣቸው)።

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ كُرْسًى لِيُخْبِرَهُنَّ بِالْحَقِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾﴾

34. እኒህን ቤተሰቦች ከፊሉ ከከፊሉ የሆነ ዝርያ አድርጎ መረጣቸው። አላህ ሁሉን ሰሚና ሁሉንም አዋቂ ነው።

﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾﴾

35. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የዒምራን ባለቤት (ሆና) «ጌታዬ ሆይ! በሆዴ ውስጥ ያለውን ጽንሰ ከሥራ ነፃ የተደረገ ሲሆን ላንተ አገልግሎት ይውል ዘንድ ተሳልኩ። እናም ተቀበለኝ። አንተ ሰሚና አዋቂ ነህ።» ባለች ጊዜ የሆነውን አስታውሱ በላቸው።

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

36. በወለደቻትም ጊዜ፦ «ጌታዬ ሆይ! ሴት ሆና ወለደኳት።» አለች። አላህ የወለደቸውን ምንነት አዋቂ ነው። የተመኘችው ወንድ እንደ ወለደቻት ሴት የሚሆን አልነበረም። «መርየምም ብዬ ስም አወጣሁለት። እኔም እርሷንና ዝርያዋን ከተረገመው ሰይጣን ተንኮል ባንተ እጠብቃቸዋለሁ።» አለች።

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِنكِ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

37. ጌታዋም በመልካም አቀባበል ተቀበላት። በመልካም አስተዳደግም አፋፋት። ከዚያም ዘከርያ አሳደጋት። ዘከርያም ወደ ምኩራቧ በሷ ላይ በገባ ቁጥርም እርሷ ዘንድ ሲሳይን አገኘ። «መርየም ሆይ! ይህ ለአንቺ ከየት ነው የሚመጣልኸ?» አላት። «እርሱ የሚመጣልኝ ከአላህ ዘንድ ነው። አላህ እኮ ለሚሻው ሁሉ ሲሳይን ያለ ሂሳብ ይሰጣል።» አለችው።

﴿إِنَّ اللَّهَ يَرُّقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾﴾

38. እዚያ ዘንድም ዘከርያ ጌታውን እንደዚህ በማለት ለመነ። «ጌታዬ ሆይ! ካንተ ዘንድ መልካም ዘርን ለእኔ ስጡኝ። አንተ ጸሎትን ሰሚ ነህ።» አለ።

﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾﴾

39. እርሱም በዱዓ ማድረጊያ ክፍል ቆሞ ዱዓ ሲያደርግ መላዕክት፡- «አላህ በየሆያ፡ ከአላህ በሆነ ቃል የሚያረጋግጥ፣ በላጭ፣ ከሴት ጋር የማይገናኝ ድንግልና ከደጋጎቹም አንዱ ሲሆን ያበስርሃል።» በማለት መላዕክት ጠሩት።

فَتَادَّتْ الْمَلَائِكَةُ وَهِيَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾

40. ዘከርያም «ጌታይ ሆይ! እኔ እርጅና የደረሰብኝ ሚስቴም መካን ስትሆን እንዴት ልጅ ይኖረኛል?» አለ። መልአኩም፡ «ልክ እንደዚሁ ነው። አላህ የሚሻውን ነገር ሁሉ ይሰራልና።» አለው።

قَالَ رَبِّ أُنَى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأُمْرَاتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾

41. ዘከርያም «ጌታይ ሆይ! ለእዚህ ነገር ምልክትን አድርግልኝ።» አለ። «ምልክትህ ሶስት ቀን በጥቅሻ እንጂ ሰዎችን አለማናገርህ ነው። በዚያ ጊዜ ጌታህን በብዙ አውሳ። በማታና በጠዋትም አወድሰው።» አለው።

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَاتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَأَذْكَرَ رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَخِّ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٤١﴾

42. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) መላእክትም ባሉ ጊዜ፡ «መርየም ሆይ! አላህ በእርግጥ መረጠሽ። ከነውሮች ሁሉ አጻዳሽ። ከዓለማት ሴቶችም መካከል መረጠሽ።»

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾

43. «መርየም ሆይ! ለጌታሽ ታዘዘ። ስገጃም። ከአጎንባሾች ጋርም ሁነሽ አጎንብሺ።» (ያለበትን ታሪክ ለህዝቦችህ አውሳ።)

يَمْرُؤُا أَفْتَنِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

44. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህ ታሪክ ወደ አንተ ከምናወርደው ከሩቅ ወሬ ነው። መርየምን ማን እንደሚያሳድግ ብዕሮቻቸውን ለዕጣ በጣሉ ጊዜ አንተ እነርሱ ዘንድ አልነበርክም። በሚከራከሩም ጊዜ እነርሱ ዘንድ አልነበርክም።

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

45. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) መላዕክትም «መርየም ሆይ! አላህ ከእርሱ በሆነው ቃል የሚፈጠር ስሙ አል መሲህ ዒሳ የመርየም ልጅ በሚባል፤ በዚህ ዓለምም ሆነ በመጨረሻው ዓለም የተከበረና ከባለሚሎቹ አንዱ በሆነ ልጅ ያበስረሻል። (ባላት ጊዜ እዚያ ቦታ አልነበርክም) ።»

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾

46. «እርሱም ገና በህፃንነቱ ካደገም በኋላ ሰዎችን ያነጋግራል። ከመልካሞቹም አንዱ ነው።» (አላት)።

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾

47. እርሷም «ጌታይ ሆይ! ማንም ሰው በትዳርም ሆነ በዝሙት ሳይነካኝ እንዴት ልጅ ይኖረኛል?» አለች። መልአኩ ጅብሪልም አላት፡ «እንደዚሁ ነው። አላህ የሚሻውን ሁሉ ይፈጥራል። የአንድን ነገር መሆን

قَالَتْ رَبِّ أُنَى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسُنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

በፈለገ ጊዜ የሚለው <ሁን> ብቻ ነው። ወዲያውኑም ያ ነገር ይሆናል።

48. «ጽሕፈትንና ጥበብን፤ ተውራትንና ኢንጂልንም **وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْقُرْآنَ** **وَالْإِنجِيلَ** 48»

49. «ወደ ኢስራኢል ልጆችም መልዕክተኛ ያደርገዋል። ይላልም: > <እኔ ከጌታዬ ዘንድ በተወጣር መጣሁላችሁ። እኔ ለእናንተ ከጭቃ የወፍ ቅርጽ አይነት እፈጥራለሁ። በእርሱም እተነፍስበታለሁ። ከዚያም በአላህ ፈቃድ ወፍ ይሆናል። እውር ሆኖ የተወለደንም ለምጻኛንም በአላህ ፈቃድ አድናለሁ። ሙታንንም በአላህ ፍቃድ አስነሳለሁ። የምትበሉትንና በየቤቶቻችሁ የምታደልቡትን ሁሉ እነግራችኋለሁ። (መረጃዎችን አገናዝባችሁ) የምታምኑ እንደሆናችሁ ለእናንተ በዚህ ውስጥ ግልጽ ተወግዶ አለበት።

50. «ከእኔ በፊት የነበረውን ተውራትን ያረጋገጥኩ ስሆን ያንም በእናንተ ላይ እርም የተደረገውን ነገር ከፊትን ለእናንተ እፈቅድ ዘንድ መጣሁላችሁ። ከጌታችሁም በሆነ ተወግዶ መጣሁላችሁ። አላህን ፍሩ። እኔንም ታዘዙኝ። **وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِلَّا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ** **وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا** 50»

51. «አላህ ጌታዬ የእናንተም ጌታችሁ ነው። ስለዚህ በብቸኝነት ተገዙት። ይህ ቀጥተኛው መንገድ ነው።» **إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ** 51»

52. ዒሳ ከእነርሱ ክህደት በተሰማው ጊዜ፡- «ወደ አላህ የእኔ ረዳቶች የሚሆኑ እነማን ናቸው?» አለ። ሀዋርያትም አሉ፡- «ዒሳ ሆይ! እኛ የአላህ ረዳቶች ነን። በአላህ አምነናል። ትክክለኛና ታዛዦች መሆናችንን መስክር። *** فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ** 52»

53. («ጌታችን ሆይ! ባወረድከው አምነን መልዕክተኛውን ተከትለናል።) (እኛንም ባንተ ብቸኛ አምላክነት በነብያት መልዕክተኛነት) ከመስከረዎች ጋራ መዝግባን።» አሉ። **رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ** 53»

54. አይሁድም በዒሳ ላይ አደሙ። አላህ ግን አደማቸውን አከሸፈባቸው። አላህ የአድመኞችን ሴራ በማክሸፍ ከሁሉ የበለጠ ነው። **وَمَكْرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ الْمَكْرِينِ** 54»

55. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ ባለ ጊዜ (አስታውስ)፡- «ዒሳ ሆይ! እኔ ወሳጅህና ከምድር ወደ እኔ አንሸህ ነኝ። ከነዚያም በእኔ ከካዱ ሰዎች (ተንኮል) **إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ اذْهَبِي وَرَافِعِكَ إِلَىٰ مَطْعَمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلِ** 55»

አጥሪህ ነኝ። እነዚያ የተከተሉህንም እስከ ትንሳኤ ቀን ድረስ ከነዚያ ከካዱት በላይ አድራጊ ነኝ። ከዚያ የሁላችሁም መመለሻችሁ ወደ እኔ ነው። ያን ትለዩዩበት በነበራችሁበት ነገርም በመካከላችሁ እፈርዳለሁ።

الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

56. «እነዚያማ የካዱትን በቅርቡቱ ዓለምም ሆነ በመጨረሻይቱ ዓለም ብርቱ ቅጣትን እቀጣቸዋለሁ። ለእነርሱም ምንም ረዳቶች የሏቸውም»

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٥٦﴾

57. እነዚያማ አምነው መልካም ስራዎችን የሰሩትን አላህ ምንዳቸውን ይሞላላቸዋል። አላህም በዳዮችን አይወድምና።

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

58. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህ ተዓምራትና ጥበብን ከያዘው ተግባር በአንተ ላይ የምናነበው ነው።

ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

59. አላህ ዘንድ የዒሳ (ያለ አባት መፈጠሩ) ምሳሌው ልክ እንደ (ያለ አባትና ያለ እናት እንደተፈጠሩት አባታችን) አይም ቢጤ ነው። አላህ ከአፈር ፈጠረውና ከዚያም «ሁን» አለው። ከዚያ ሰው ሆነ።

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

60. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እውነታው ከጌታህ ዘንድ የመጣልህ እውነት ነው። እናም ከተጠራጠሪዎች አትሁን።

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

61. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እውቀት ከመጣልህ በኋላ በእርሱ (በዒሳ) የተከራከሩህን «ኦ ልጆቻችንንና ልጆቻችሁን፣ ሴቶቻችንንና (ሚስቶቻችንን) ሴቶቻችሁን (ሚስቶቻችሁን)፣ ነፍሶቻችንንና ነፍሶቻችሁን እንጥራና ከዚያ አላህን እንለምን። የአላህንም ቁጣ በውሸታሞች ላይ እናድርግ።» በላቸው።

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَأَبْنَاؤَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ﴿٦١﴾

62. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህ እውነተኛው ታሪክ ነው። ትክክለኛ አምላክም ከአላህ በስተቀር የለም። አላህም አሸናፊውና ጥበበኛው አምላክ ነው።

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

63. (ከማመን) እምቢ ቢሉም (አጥፊዎቹ እነርሱ ናቸው።) አላህ አጥፊዎቹን (ከደህናዎቹ) ላይቶ አዋቂ ነው።

فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

64. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «የመጽሐፉ ባለቤቶች ሆይ! በእኛና በእናንተ መካከል ትክክል ወደ ሆነችው ቃል ኑ። (እርሷም) <አላህን ብቻ እንጂ ሌላን

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ

ላንገዛ፤ በእርሱም ምንንም ላናጋራ፤ ከፊላችንም ከፊሉን ከአላህ ሌላ አማልክት አድርጎ ላይዝ ነው።» በላቸው። (ሙስሊሞች ሆይ!) እምቢ ከሉም «እኛ ሙስሊሞች መሆናችንን መስክሩ።» በሏቸው።

بِهِ شَيْقًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

65. እናንተ የመጽሐፍ ባለቤቶች ሆይ! በኢብራሂም (ዙሪያ) ለምን ትከራከራላችሁ? ተውራጉና ኢንጂል ከእርሱ በኋላ እንጂ አልተወረዱ። ልብ አትሉምን?

يَتَأْهَلُ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٥﴾

66. እናንተ እነዚያ እውቀት ባላችሁ ነገር የተከራከራችሁ ናችሁ። ታዲያ እውቀት በሌላችሁ ነገር ላይ ለምን ትከራከራላችሁ? አላህ ሁሉን ነገር ያውቃል። እናንተ ግን አታውቁም።

هَاتَيْنْتُمْ هَؤُلَاءِ حُجَجَكُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

67. ኢብራሂም አይሁድም ሆነ ክርስቲያን አልነበረም። ግን በቀጥተኛው ሃይማኖት ቀጥ ያለ ሙስሊም ነበር። ከአጋሪዎችም አልነበረም።

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٧﴾

68. በኢብራሂም ይበልጥ ተገቢዎቹ እነዚያ የተከተሉት፤ ይህ ነብይ (ነብዩ ሙሐመድ) እና እነዚያ ያመኑት ብቻ ናቸው። አላህ የአማኞች ወዳጅ ነው።

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَكِى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٨﴾

69. (ሙስሊሞች ሆይ!) ከመጽሐፍ ባለቤቶች የተወሰኑት ነፍሶቻቸውን እንጂ የማያሳስቱ ሲሆኑ እናንተን ሊያሳስቷችሁ ተመኙ። እራሳቸውን እንጂ ማንንም አያሳስቱም። እነርሱ ግን ይህንን እውነታ አያውቁም።

وَدَّتْ طَاقِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٩﴾

70. እናንተ የመጽሐፍ ባለቤቶች ሆይ! እናንተ የምታውቁ ስትሆኑ በአላህ አናቅጽ ለምን ትክፍላችሁ?

يَتَأْهَلُ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٢٠﴾

71. እናንተ የመጽሐፍ ባለቤቶች ሆይ! እውነትን ከውሸት ጋር ለምን ትቀላቅላችሁ? እውነቱንም የምታውቁ ስትሆኑ ለምን ትደብቃላችሁ?

يَتَأْهَلُ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

72. ከመጽሐፍ ባለቤቶች የሆኑ ቡድኖችም በዚያ ባመኑት ላይ በተወረደው ቁርአን «በቀኑ መጀመሪያ ላይ እመኑበትና በቀኑ መጨረሻ ላይ ካዱ። እነርሱ ሊመለሱ ይከጃላልና።» አሉ።

وَقَالَتْ طَاقِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجِهَ النَّهَارِ وَاکْفُرُوا ءَآخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٢﴾

73. (አሉም) «ሃይማኖታችሁን ለተከተለ እንጂ አትመኑም።» (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ትክክለኛው መመሪያ የአላህ መመሪያ ብቻ ነው። እናንተ ያገኛችሁትን እድል እንዳያገኙ ወይም በእርሱ ከጌታችሁ ፊት እንዳይሞግቷችሁ በመፍራት ነውን?»

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِينْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ

በላቸው። (መልዕክተኞችን መሐመድ ሆይ!) «ችሮታ በአላህ እጅ ብቻ ነው። ለሚፈልገውም ይሰጠዋል። አላህም ችሮታው ሰፊና ሁሉን አዋቂ ነው።» በላቸው።
 عَالِمٌ ﴿٧٣﴾

74. በችሮታው የሚሻውን ይመርጣል። አላህ የታላቅ ችሮታ ባለቤት ነውና።
 الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

75. ከመጽሐፍ ባለቤቶች መካከል በብዙ ገንዘብ ላይ ብታምነው ቅንጣት ሳያጎድል የሚመልስልህ አለ። ከእነርሱም መካከል በአንድ ዲናር እንኳን ብታምነው ሁል ጊዜም እሱ ላይ የምትጠባበቅ ካልሆንክ በስተቀር የማይመልስልህም አለ። ይህ «በመሀይማን ህዝቦች ላይ በምናደርገው በደል በእኛ ላይ የምንጠየቅበት መንገድ የለብንም።» ስለሚሉና እነርሱም እያወቁ በአላህ ላይ ውሸትን ስለሚናገሩ ነው።
 * وَمَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دَمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

76. ጉዳዩ እነርሱ እንዳሉት አይደለም (ተጠያቂነት አለባቸው)። ያ በቃል ኪዳን የሞላና የተጠነቀቀን ሁሉ አላህ ጥንቂቶችን ይወዳል።
 الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

77. እነዚያ በአላህ ቃል ኪዳንና በመሀላዎቻቸው ጥቂትን ዋጋን የሚለውጡ ሁሉ በመጨረሻይቱ ዓለም ምንም እድል የላቸውም። በትንሳኤም ቀን አላህ አያነጋግራቸውም። ወደ እነርሱም አይመለከትም። አያጸዳቸውምም። ከቶውንም ለእነርሱ አሳማሚ ቅጣት አለባቸው።
 إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

78. ከእነርሱም መካከል ከመጽሐፍ ያልሆነን ነገር ከመጽሐፍ አካል መሆኑን እንድታስቡ በመጽሐፍ ምላሶቻቸውን የሚያጣምሙም አሉ። እርሱ ከአላህ ዘንድ ያልመጣ (ያልወረደ) ሲሆን «ከአላህ ዘንድ የመጣ (የወረደ) ነው።» ይላሉ። የሚያውቁ ሲሆኑ በአላህ ላይ ውሸትን ይናገራሉ።
 وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

79. ለማንም ሰው አላህ መጽሐፍን፣ ጥበብንና ነብይነትን ሰጥቶት ከዚያ ለሰዎች «ከአላህ ሌላ ለእኔ ባሮች ሁኑ።» ሊል አይገባውም። ይልቅንም «መጽሐፍን የምታስተምሩና የምታጠኑ በነበራችሁበት በእውቃቸሁ ለራሳችሁ ተግባሪዎች ሁኑ።» ይላቸዋል።
 مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْكَافِرُ كُونُوا رَبَّنِي سَتَنِي بِمَا كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

80. መላዕክትንና ነብያትንም አማልክት አድርጋችሁ እንድትይዙ ሊያዘችሁ አይገባም። (እናንተ) ሙስሊሞች ከሆናችሁ በኋላ በክህደት ያዘችኋልን?
 وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

81. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «መጽሐፍንና ጥበብን ሰጥቻችሁ ከዚያ ከናንተ ጋር ላለው መጽሀፍ የሚያረጋግጥ መልዕክተኛ ቢመጣላችሁ በእርሱ እንድታምኑበት እንድትረዱትም።» ሲል ኣላህ የነቢያትን ቃል ኪዳን በያዘ ጊዜ (የነበረውን ክስተት ለህዝቦችህ አስታውስ)። «አረጋግጣችሁን? በዚህ ላይ ቃል ኪዳኔን ያዛችሁን?» አላቸው። እነርሱም «አዎ አረጋግጥን» አሉ። «እንግዲያውስ መስክሩ። እኔም ከናንተ ጋር ከመስከሪዎቼ ነኝ።» አላቸው።

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَتَلْتَضَرُّنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾

82. እናም ከዚህ በኋላ የሸሹ አመጸኞቹ እነርሱ ብቻ ናቸው።

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٨٢﴾

83. በሰማያትና በምድር ያሉ ሁሉ በውድም ሆነ በግድ ለእርሱ የታዘዙና ወደ እርሱ የሚመለሱ ሲሆኑ (ከሐዲያን) ከኣላህ ሃይማኖት ሌላን ይፈልጋሉን?

أَفَعَبِّرْ دِينَ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ وَلَوْ أَنَّمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

84. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በኣላህ አምናል በእኛም ላይ በተወረደው በቁርኣን (በነብዩ) ኢብራሂም፣ (በነብዩ) ኢስማኢል፣ (በነብዩ) ኢስሀቅ፣ (በነብዩ) የዕቆብና በነገዶች ላይ በተወረደው፣ ለነብዩ ሙሴ ለነብዩ ዒሳና ለነብያትም ሁሉ ከጌታቸው በተሰጠው ሁሉ አምናል። በእነርሱ መካከል አንድንም አንለይም። እኛ ለእርሱ ብቻ ታዘዥኝ ነን።» በል።

قُلْ ءٰمٰنًا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاَلْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَالنَّبِيّٰوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾

85. ከኢስላም ሌላ ሃይማኖትን የሚፈልግ ሁሉ ፈጽሞ ከእርሱ ተቀባይነት የለውም። እርሱም በመጨረሻይቱ ዓለም ከከሰሪዎቹ አንዱ ነው።

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلٰمِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

86. ከእምነታቸውና መልዕክተኛውም እውነት መሆኑን ከመሰከሩ፤ የተብራሩ አናቅጽም ከመጡላቸው በኋላ የካዱ ሕዝቦችን ኣላህ እንዴት ያቀናል? ኣላህ በዳዮችን ሕዝቦች አያቀናምና።

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمٰنِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرّٰسُوْلَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ النَّبِيْنْتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾

87. እነዚያን መሰሎች ቅጣታቸው የኣላህ፣ የመላዕክትና የሰዎች ሁሉ እርግማን በእነርሱ ላይ መውረዱ ነው።

اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ اَنْ عَلَيهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٧﴾

88. በውስጧ ዘወታሪዎች ሲሆኑ ቅጣቱም ከእነርሱ ላይ አይቃለልላቸውም። ጊዜም አይሰጡም።

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذٰبُ وَلَا هُمْ يُنظَرُوْنَ ﴿٨٨﴾

89. እነዚያ ከዚያ በኋላ ንስሀ የገቡና ስራቸውን ያሰማሩ ሁሉ ሲቀሩ፤ (ኣላህ እነዚህንም ይምራቸዋል።) ኣላህ መሀሪና አዛኝ ነውና።

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رّٰحِيْمٌ ﴿٨٩﴾

90. እነዚያ ከእምነታቸው በኋላ የካዱና ከዚያ ክህደትን በክህደት ላይ የጨመሩ ንሰሃቸው ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም። የተሰሰቱ ማለት እነርሱው ናቸው።

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا لَنْ نُقَبِّلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾

91. እነዚያ የካዱና በክህደታቸው ላይ እንዳሉ የሞቱ፤ ከእነርሱ አንዳቸው ምድርን የሞላ ወርቅ ቤዛ ቢያቀርብም እንኳ ፈጽሞ ተቀባይነት አያገኝም። እነዚያ ለእነርሱ የሚያሰቃይ ቅጣት አለባቸው። ለእነርሱም (ከዚህ ቅጣት) የሚያድኗቸው ምንም ረዳቶች የሏቸውም።

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أَفْتَدَى بِهِ ۗ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾

92. (ሙስሊሞች ሆይ!) ከምትወዱት ነገር እስከምትለግሱ ድረስ የበጎ ስራን ዋጋ (ገነትን) አታገኙም። ከምንም ነገር ብትለግሱም አላህ ያውቀዋል።

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

93. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ተውራት ከመውረዱ በፊት ኢስራኢል በራሱ ላይ እርም ካይረገው ነገር በስተቀር ምግብ ሁሉ ለኢስራኢል ልጆች የተፈቀደ ነበር። «እውነተኛች ከሆናችሁ እስኪ ተውራትን አምጡና አንብቡት።» በላቸው።

* كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ الْتَّورَةُ ۚ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّورَةِ فَاتْلُوهَا ۚ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾

94. ከዚህ በኋላ በአላህ ላይ ውሸትን የቀጣጠፉ ሰዎች እነዚያ እነርሱ ብቻ በዳዮች (በደለኞች) ናቸው።

فَمَنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾

95. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «አላህ እውነትን ተናገረ። (ትክክለኛ የኢብራሂም ወዳጆች ከሆናችሁ) የኢብራሂምንም መንገድ ቀጥተኛ ሲሆን ተከተሉ። ከአጋሪዎችም አልነበረም።» በላቸው።

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

96. ለሰዎች (ማምለኪያ ይሆን ዘንድ በመሬት ላይ) በመጀመሪያ የተሰራው ቤት ብሩክና ለዓለማት ሁሉ መመሪያ ሲሆን ያ በበካህ (በመካ) ያለው ቤት (ካዕባ) ነው።

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

97. በውስጡ ግልጽ የሆኑ ተዐምራት አሉበት። የኢብራሂምም መቆሚያ (የነበረው በዉስጡ አለ።) ወደ እርሱ የገባም ሁሉ ሰላም ይሆናል። በሰዎች ላይ ወደ እርሱ የመሄድን ጣጣ በቻለ ሁሉ ግዴታቸው ሲሆን ቤቱን ሊጎብኙት ለአላህ መብት አለው። በአላህ የካደ (ግን እራሱን እንጂ ማንንም አይጎዳም።) አላህ ከዓለማት ሁሉ የተብቃቃ ነውና።

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْأَيْتِ مِنَ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

98. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ! አላህ በምትሰሩት ሁሉ ላይ አዋቂ ሲሆን በአላህ ተዐምራቱ ለምን ትክዳላችሁ?» በላቸው።

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾

99. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እናንተ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ! እናንተ መስከረዎች ሆናችሁ ከአላህ መንገድ መጥመሚን የምትፈልጉ ስትሆኑ ያመነን ሰው ለምን ትከለክላላችሁ? አላህም ከምትሰሩት ነገር ላይ ሁሉ ዘንጊ አይደለም።» በላቸው።

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ ءَامَنَ تَبِعُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

100. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ከእነዚያ መጽሐፍትን ከተሰጡ መካከል ከፊሎቹን ብትታዘዙ ከእምነታችሁ በኋላ ወደ ክህደት ይመልሷችኋል።

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ ءَاتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿١٠٠﴾

101. የአላህ አናቅጽ በእናንተ ላይ እየተነበቡና መልዕክተኛውም በመካከላችሁ እያለ እንዴት ትክዳላችሁ? በአላህ የሚጠበቅ ሰው ሁሉ ወደ ቀጥተኛው መንገድ በእርግጥ ተመራ።

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَد هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

102. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህን ትክክለኛውን ፍራቻ ፍሩት። እናንተም ሙስሊሞች ሆናችሁ እንጂ አትሙቱ።

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

103. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) የአላህን ጠንካራ የእምነት ገመድም ሁላችሁም ያዙ። አትለዩዩም። ጠበኞች በነበራችሁ ጊዜ በእናንተ ላይ የዋለውን የአላህን ጸጋም አስታውሱ። ይህውም በልበቻችሁ መካከል አስማማ በጸጋውም ወንድማማቾች ሆናችሁ። በእሳት ጉድጓድ አፋፍ ላይ የነበራችሁ ስትሆኑ ከእርሷም አዳናችሁ። ወደ ቀጥተኛው መንገድ ትመሩ ዘንድ አላህ ለእናንተ አናቅጽን እንደዚሁ ያብራራል።

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ الْأَرَارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

104. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) ከናንተ መካከል ወደ በጎ ነገር የሚጠሩና በመልካም ስራ የሚያዙ፤ ከክፉ ነገርም የሚከለክሉ ቡድኖች ይኑሩ። እነዚያ ከእሳት የሚድኑ እነርሱው ናቸው።

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

105. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) እንደነዚያ ግልጽ ተዐምራት ከመጣላቸው በኋላ እንደተለዩዩትና እንደተጨቃጨቁት የመጽሐፉ ባለቤት ሰዎች አትሁኑ። እነዚያም ለነርሱ ታላቅ ቅጣት አለባቸው።

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

106. ያን ፊቶች የሚያበሩበትና ፊቶች የሚጠቁሩበትን የትንሳኤን ቀን አስታውሱ። እነዚያ ፊቶቻቸው የጠቆሩት ወገኖች «ከእምነታችሁ በኋላ ካዳችሁን? እግዲያውስ ትክዱ የነበራችሁትን ነገር ቅጣቱን ቅመሱ።» ይባላሉ።

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ فَأَمَّا الَّذِينَ
أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾

107. እነዚያ ፊቶቻቸው ያበሩት ወገኖች ደግሞ በአላህ ችሮታ ገነት ውስጥ ናቸው። እነርሱ በውስጡ ዘወታሪዎች ናቸው።

وَأَمَّا الَّذِينَ أبيضتْ وُجُوهُهُمْ ففِي رَحْمَةِ اللَّهِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾

108. እነኚህ ባንተ ላይ በእውነት የምናነባቸው የአላህ አናቅጽ ናቸው። አላህም ለዓለማት በደልን የሚሻ አይደለም።

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا
اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

109. በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለ ሁሉ የአላህ ነው። ነገሮች ሁሉ ወደ አላህ ይመለሳሉ።

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى
اللَّهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

110. (ሙስሊሞች ሆይ!) ለሰው ልጆች ከተገለጹት ሕዝቦች ሁሉ በላጭ ሆናችሁ። ይኸውም በመልካም ነገር ታዘላችሁ። ከመጥፎም ነገር ትከለክላላችሁ። በአላህም አንድነት ታምናላችሁና ነው። የመጽሐፉ ሰዎችም ልክ እንደናንተው ባመኑ ኑሮ ለእነርሱ የተሻለ በሆነ ነበር። ከእነርሱ መካከል ትክክለኛ አማኞችም አሉ። አብዛሀኛቸው ግን አመጸኞች ናቸው።

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰلْسِفيُونَ ﴿١١٠﴾

111. (ሙስሊሞች ሆይ!) ማስከፋትን እንጂ ፈጽሞ አይጎዱችሁም። ቢዋጁችሁም ጀርባዎችን ያዘፋላችኋል (ይሸሻሉ)። ከዚያም በምንም ረዳት አያገኙም።

لَن يَضُرَّكُمْ إِلاَّ أَدَىٰ وَإِن يَقْتُلُوكُمْ يُولُوكُمْ
الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنصِرُونَ ﴿١١١﴾

112. በየተገኙበት ስፍራ ከአላህ በሆነ ቃልኪዳን ወይም ከሰዎች በሆነ ቃል ኪዳን የተጠበቁ ካልሆኑ በስተቀር በእነርሱ ላይ ውርደት ተጽፎባቸዋል። ከአላህ በሆነ ቁጣ ተመለሱ። ድህነትም በእነርሱ ላይ ተፅፎባቸዋል። ይህ የሆነውም በአላህ ተዐምራት (አናቅጽ) ይክዱ፤ ነቢያትንም ያለ አግባብ ይገድሉ ስለነበሩ ነው። ይህም የሆነው በማመፀባቸውና ወሰንን ይተላለፉ ስለነበሩ ነው።

ضربتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيَّنَ مَا تُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلِ
مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِعَصَبِ
مِّنَ اللَّهِ وَضربتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

113. የመጽሐፉ ባለቤቶች ሁሉ እኩል አይደሉም። ከመጽሐፉ ባለቤቶች መካከል ቀጥ ያሉና በሌሊት ሰዓቶች እየሰጉዱ የአላህን አናቅጽ የሚያነጉ ሕዝቦችም አሉ።

*لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ
يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ النَّيْلِ وَهُمْ
يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

114. በአላህና በመጨረሻውም ቀን ያምናሉ። በጽድቅም ነገር ያዛሉ። ከመጥፎ ነገርም ይከለክላሉ። ለበጎ ስራዎችም ይጣደፋሉ። እነርሱ ከደጋግ ሰዎች ናቸው።

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ
فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

115. ከበጎ የሚሰሩትን አይካዱም። (ውድቅ አይደረግባቸውም።) አላህ ጥንቁቆቹን ሁሉ አዋቂ ነውና።

وَمَا يَتَعَلَمُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

116. እነዚያ በአላህ የካዱት ገንዘቦቻቸውና ልጆቻቸው ከአላህ ቅጣት ምንንም አያድኗቸውም። እነዚያም የእሳት ጓዶች ናቸው። እነርሱም በእርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው።

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُغْنِي عَنْهُمْ آموالَهُمْ
وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

117. በዚህች በቅርቢቱ ሕይወት የሚለግሱት ነገር ምሳሌው በውስጡ ውርጭ ያለባት ነፋስ ነፍሶቻቸውን የበደሉን ሕዝቦች አዝመራ እንደነካችና እንዳጠፋች ብጤ ነው። አላህም አልበደላቸውም። ግን እነርሱ ነፍሶቻቸውን በእራሳቸው የሚበደሉ ናቸው እንጂ።

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ
وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

118. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ሚስጥረኛን (የልብ ወዳጅ) ከእናንተ ሌላ ከሆኑት አታድርጉ። የእናንተን ጉዳይ ከማበላሸት አይበዝኑላችሁምና። ጉዳታችሁን ይወዳሉና (ይመኛሉ)። ለእናንተ ያላቸው ጥላቻ ከአፎቻቸው ላይ እንኳ ተገለጸ። በልቦቻቸው የሚደብቁት ደግሞ ከዚህ ይበልጥ የከፋ ነው። ልብ የምታደርጉ እንደሆናችሁ ለእናንተ ማብራሪያዎችን በእርግጥ ገለጽን።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَاغَةِ مَن
دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوًا مَا عَنِتُّمْ
قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي
صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن
كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

119. እናንተ ትወዷቸዋላችሁ። እነርሱ ግን በፍጹም አይወዷችሁም። እናንተ በሁሉም መጽሐፍት ታምናላችሁ። እነርሱ ግን ባገኛችሁ ጊዜ «አምነናል» ይላሉ። ከናንተ ባገለሉ ጊዜ ግን ከቁጭታቸው የተነሳ በእናንተ ላይ ዐጥቆቻቸውን (ጣቶቻቸውን) ይነክሳሉ። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በቁጭታችሁ ሙቱ። አላህ ልቦች የቋጠሩትን ሁሉ አዋቂ ነውና።» በላቸው።

هَاتَيْنَاهُمْ ءُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ
وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا
ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ
مِنَ الْعِظِ قُلْ مُؤْتُوا عَيْظَكُمْ إِنَّا اللَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

120. ደግ ነገር ብታገኙ ይከፋቸዋል። መጥፎ ነገር ቢደርስባችሁ ግን በሷ ይደሰታሉ። ከታገሳችሁና አላህን ከፈራችሁ ተንከላቸው ምንም አይጎዳችሁም። አላህ ለሚሰሩት ሁሉ በዕውቀቱ ከባቢ ነውና።

إِن تَمَسَّسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن
نُصِبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصِيرُوا
وَتَتَّقُوا لَا يَضْرَبُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ
بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٢٠﴾

121. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ኣማኞችን ለውጊያ ስፍራዎች የምታዘጋጅ ሆነህ ከቤተሰብህ በጧት በወጣህ ጊዜ የሆነውን ኣስታውስ። ኣላህ ሁሉን ሰሚ ሁሉንም ኣዋቂ ነውና።

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

122. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ኣላህ ረዳታቸው ሲሆን ከእናንተ መካከል ሁለት ቡድኖች (ወገኖች) ለመፍራት ባሰሱ ጊዜ የሆነውን ኣስታውስ። በኣላህ ላይ ብቻ ኣማኞች ይመኩ።

إِذْ هَمَّتْ طَافِقَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَابِعُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

123. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) በበድር ዘመቻ ዕለት እናንተ ጥቂቶች ሆናችሁ ሳለ ኣላህ በእርግጥ ረዳችሁ። ኣላህን ታመሰግኑ ዘንድ ፍሩት።

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِيَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

124. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለኣማኞች (እንዲህ) በምትል ጊዜ የሆነውን ኣስታውስ። «ጌታችሁ በሶስት ሺ መላዕክት የተወረዱ ሲሆኑ ቢረዳችሁ ኣይበቃችሁም?»

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آءَالِفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿١٢٤﴾

125. «ኣዎን! ብትታገሱና ብትጠነቀቁ ኣሁኑኑ በፍጥነት ጠላቶቻችሁ ቢመጡባችሁም ጌታችሁ ምልክት ባላቸው ኣምስት ሺህ መላዕክት ይረዳችኋል።»

بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آءَالِفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

126. ኣላህ ለእናንተ ብስራትና ልቦቻችሁ በእርሱ እንዲረኩ እንጂ እርዳታውን ለምንም ኣላይረገወም። ድልም ኣሸናፊና ጥበበኛ ከሆነው ከኣላህ ዘንድ ብቻ እንጂ ከሌላ ከማንም የሚገኝ ኣይደለም።

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

127. (ድልን ያገናጸፋችሁ) ከእነዚያ ከካዲት ከፊልን ሊቆርጥ (ሊያጠፋ) ወይም ሊያዋርዳቸውና ያፈሩ ሁነው እንዲመለሱ ነው።

لِيَقْطَعَ طَرَقًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾

128. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነርሱ ራሳቸውን በዳዮች ናቸውና ኣላህ በእነርሱ ላይ ከፈለገም ይቅርታ ቢያደርግ ወይም በጥፋታቸው ቢቀጣቸውም ለንተ በነገሩ ላይ ምንም የለህም።

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

129. በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለውም ሁሉ የኣላህ ብቻ ነው። ለፈለገው ሰው ይምራል። የሚፈለገውን ሰው ይቀጣል። ኣላህ መሀሪና ኣዛኝ ነውና።

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

130. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ኣራጣን የተነበቡ እጥፎች ሲሆኑ ኣትብሉ። ከገሀነም እሳት ትድኑም ዘንድ (ኣራጣን በመተው) ኣላህን ፍሩ።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

131. ያችን ለከሓዲያን የተደገሰችውን የግሀነም እሳት ተጠንቀቁ።

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٣١﴾

132. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) ይታዘንላችሁም ዘንድ ኣላህንና መልዕክተኛውን ታዘዙ።

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٣٢﴾

133. ወደ ጌታችሁ ምህረትና ስፋቷ ሰባቱ ሰማያትንና ምድርን ያክል ወደ ሆነችው ገነት ኣላህን ለሚፈሩ የተዘጋጀች ስትሆን ተቻሎታ።

* وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٣﴾

134. ለእነዚያ በድሎትም ሆነ በችግር ጊዜ ለሚለግሱት፤ ቁጭትንም ገቺዎች፤ ለሰዎችም ይቅርታ ኣድራጊዎች ለሆኑት፤ ኣላህ በጎ ሰሪዎችን ሁሉ ይወዳልና።

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

135. ለእነዚያም መጥፎ ስራን በሰሩ ወይም ነፍሶቻቸውን በበደሉ ጊዜ ኣላህን የሚያስታውሱና ለኃጢአቶቻቸው ምህረትን የሚለምኑ ለሆኑት ተደግሰላች። ከኣላህ ሌላ ኃጢአቶችን የሚምር ማን ነው? (ኣንድም የለም።) በስህተት በሰሩት ላይ እነርሱ የሚያውቁ ሲሆኑ የማይዘወትሩ ለሆኑት ሁሉ ተደግሰላች።

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِيشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

136. እነዚያ ምንዳቸው ከጌታቸው ምህረትና በውስጣቸው ዘውታሪዎች ሲሆኑ በስርቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው ገነቶችም ናቸው። የመልካም ሰሪዎች ሁሉ ምንዳ የሆነችው ገነት ምንኛ ኣማረች!

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّةٌ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٣٦﴾

137. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) ከእናንተ በፊት በእርግጥ ብዙ ኣልፈዋል። በምድር ላይ ሂዳና ያስተባባዮች ፍፃሜ እንዴት እንደነበረ ተመልከቱ።

فَدَخَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٣٧﴾

138. ይህ ቁርኣን ለሰዎች ሁሉ ማብራርያ፤ ለጥንቁቆችም መመሪያና ገሳጭ ነው።

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٨﴾

139. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) እናንተ የበላዮች ናችሁና ትክክለኛ ኣማኞች እንደሆናችሁ ኣትድከሙ (ኣትስነፉ)። ኣትዘኑም።

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ۗ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۗ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٣٩﴾

140. ኣማኞች ሆይ! የመቁስል ጉዳት ቢያገኛችሁ ሌሎች ህዝቦችም መሰሉ የመቁሰል ጉዳት ኣግኝቷቸዋል። እንዲሁ ቀናትን በሰዎች መካከል እንፈራርቃቸዋለን። ኣላህ እነዚያን በትክክል በሱ ያመኑትን ሊለይና ከእናንተም መካከል ሰማዕታትን ሊመርጥ እንዲህ ኣይነት ቀናት እንዲፈራረቁ ያደርጋል። ኣላህም በዳዮችን ሁሉ ኣይወድምና።

إِن يَمَسَّكُمْ فَرَحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرَحٌ مِّثْلُهُ ۗ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

141. አላህ እነዚያን በትክክል በእርሱ ያመኑትን ከኃጢአት ሊያጸዳና ከሓዲያንንም ሊያጠፋ ይህንን አደረገ።

وَلِيُصَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤١﴾

142. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) አላህ ከናንተ መካከል እነዚያን የታገሉትንና ታጋሾችን ሳይለይ ገነትን የምትገቡ መሰላችሁን?

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدَّخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٤٢﴾

143. በጦርነት ላይ መሞትን ሳታገኙት በፊት የምትመኙት ነበራችሁ። እናንተም በአይናችሁ የምትመለከቱ ስትሆኑ በእርግጥ አያችሁት። (ታዲያ ለምን ሸሻችሁት?)

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَتُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

144. (መልዕክተኛችን) ሙሐመድ ከበፊቱ ብዙ መልዕክተኞች እንዳለፉት የሆነ መልዕክተኛ እንጂ አይደለም። ታዲያ እሱ ቢሞት ወይ ቢገደል ወይ ኋላችሁ ትገለበጣላችሁን? ወይ ኋላው የሚቀለበስም አላህን ምንም አይገዳም። አላህ አመስጋኞቹን ተገቢውን ይመነዳልና።

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإَيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَبَّحَرِىَ اللَّهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

145. ማንኛውም ነፍስ በተወሰነላት ጊዜ በአላህ ፈቃድ ቢሆን እንጂ አትሞትም። የቅርቢቱን ዓለም ምንዳ የሚፈልግን ሁሉ ከእርሷ እንሰጠዋለን። የመጨረሻይቱን ዓለም ምንዳ የሚፈልግንም ከእርሷ እንሰጠዋለን። አመስጋኞችንም በእርግጥ ተገቢውን እንመነዳለን።

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَيْتَابًا مُّوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾

146. ከነብያት ሊቃውንት ከእነሱ ጋር ሆነው የተዋጉ ብዙ አሉ። እናም በአላህ መንገድ ለሚደርስባቸው ነገር ምንም አልፈሩም። አልደከሙም። ለጠላት አልተዋረዱም። አላህም ትዕግስተኞቹን ይወዳል።

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٤٦﴾

147. ንግግራቸውም «ጌታችን ሆይ! ኃጢአቶቻችንንና በነገራችን ሁሉ ወሰን ማለፋችንን ማርልን። ጫማዎቻችንንም አይለድል። በከሓዲያን ሕዝቦች ላይም እርዳን።» ማለታቸው እንጂ ሌላ አልነበረም።

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

148. አላህ የቅርቢቱን ዓለም ምንዳና የመጨረሻይቱን መልካም ምንዳ ሰጣቸው። አላህ በጎ አድራጊዎችን ሁሉ ይወዳልና።

فَعَاتَبَهُمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾

149. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! እነዚያን በአላህ የካዱትን ብትታዘዙ ወይ ኋላችሁ ይመልሷችኋል። ከከሳሪዎቹም ትሆናላችሁ።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرْذِلُوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾

150. ይልቁን አላህ ብቻ ረዳታችሁ ነው። እርሱ ከረዳቶች ሁሉ በላይ ነው።

بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

151. በእነዚያ በካዱት ልቦች ውስጥ አላህ በእሱ አስረጃ ያለውረደባችን ነገር በአላህ በማጋራታቸው ምክንያት ፍርሃትን እንጥላለን። መኖሪያቸውም የገሀነም እሳት ናት። የበዳዮች መኖሪያ የሆነችው ገሀነምም መኖሪያነቷ ምን ትከፋ!

سُئِلْتُمْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَمَا وَهُمْ اِلَّا النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوٰى الظّٰلِمِينَ ﴿١٥١﴾

152. በእርግጥ አላህ በፈቃዱ ጠላቶቻችሁን በምትጨፈጭቷቸው ጊዜ ቃልኪዳንን በእርግጥ አረጋገጠላችሁ። የምትወዱትንም ነገር ካሳያችሁ በኋላ በፈራችሁ፣ በትዕዛዙም በተጨቃጭታችሁና ባመፃፃታችሁም ጊዜ (ግን እርዳታውን ከለከላችሁ)። ከናንተ ውስጥ ቅርቢቱን ዓለም የሚሻ አለ። ከናንተም ውስጥ የመጨርሻይቱን ዓለም የሚሻ አለ። ከዚያም ሊሞክራችሁ ከእነርሱ አዘራችሁ። በእርግጥም ለእናንተ ይቅርታ አደረገላችሁ። አላህ ሁልጊዜም በአማኞች ላይ የችሮታ ባለቤት ነው።

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَّهٗٓ اِذْ تَحْسَبُوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖٓ حٰقِّٓٓ اِذَا فَاٰسَلْتُمْ وَتَنْزَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا اُرٰىكُمْ مَا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٢﴾

153. (የመልዕክተኞችን ሙሐመድ ባልደረባችሁም) መልዕክተኛው ከኋላችሁ ሁኖ እየጠራችሁ የማትዘፋ ሆናችሁ በርቀት በምትሸሹ ጊዜ የሆነውን አስታውሱ። ባመለጣችሁ እድልና በደረሰባችሁም ነገር አለማዘንን ሊያስተምራችሁ በሀሳብ ላይ ሀሳብን አደረሰባችሁ። አላህ በምትሰሩት ነገር ሁሉ ውስጠ አዋቂ ነው።

﴿اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلُوْنَ عَلٰى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فَاٰخْرٰىكُمْ فَاَنْتُمْ كُفْرًا يَعْۢمُرُ لِكَيْلًا تَمْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصْبَحْتُمْ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥٣﴾

154. ከዚያም ከጭንቅ በኋላ ጸጥታን ከናንተ ከፊሎችን የሚሸፍንን እንቅልፍ በእናንተ ላይ አወረደ። ከፊሎችንም ነፍሶቻቸው በእርግጥ አሳሰቧቸው። እውነት ያልሆነውን የመሀይምነትን መጠራጠር በአላህ ላይ ይጠራጠራሉ። «በነገሩ ላይ ምንም የመወሰን መብት አለን? (የለንም።)» ይላሉ። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «የመወሰን መብት ሁሉ የአላህ ብቻ ነው።» በላቸው። ላንተ ግልጽ የማያደርጉትን በልቦቻቸው ውስጥ ይደብቃሉ። «የመወሰን መብት ቢኖረን ኖሮ በዚህ በታ ላይ ባልተገደልን ነበር» ይላሉ። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «በቤታችሁ ውስጥ በሆናችሁም ኖሮ እነዚያ በእነርሱ ላይ መገደል የተጻፈባቸው ወደየመውደቂያቸው በወጡ ነበር።» በላቸው። አላህ ፍርዱን ሊፈጽምና በደረቶቻችሁም ውስጥ ያለውን

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلٰىكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْعَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اٰهَمْتَهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ بِاللّٰهِ عَيْرَ اَلْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِٓنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ يُخْفَوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنٰهٰنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلٰىهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضٰجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَخِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٥٤﴾

ሊፈትን በልቦቻቸውም ውስጥ ያለውን ነገር ሊገልጽ ይህንን ሰራ። ኣላህ በደረቶች ውስጥ ያለውን ሁሉ ነገር ሳይቀር አዋቂ ነው።

155. (የመልዕክተኛችን ባልደረቦች ሆይ!) እነዚያ ሁለቱ ቡድኖች በተገናኙ ቀን ከናንተ የሽሹትን ሰዎች በዚያ በሰሩት ከፊል ምክንያት ያሳሳታቸው ሰይጣን ነው። ኣላህ ከእነርሱ በእርግጥ ይቅር ብሏል። ኣላህ መሀሪና ለቅጣት የማይቸኩል ታጋሽ ነው። ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَمَّتِ الْجُمُعَانِ إِنَّمَا أَسْتَرْهُمْ لِنِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَمَا كُفِرُوا إِلَّا بِغُلُوبِهِمْ لَوْلَا رَأْفَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

156. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) እነደነዚያ በኣላህ እንደካዱትና ስለ ወንድሞቻቸው በምድር ላይ በተጓዙና ወይም ዘማቾች በሆኑ ጊዜ እኛ ዘንድ በነበሩ ኖሮ ባልሞቱ ባልተገደሉም ነበር እንደሚሉት ሰዎች አትሁኑ። ኣላህ በልቦቻቸው ውስጥ ጸጸት ያደርግባቸው ዘንድ ይህንን አሉ። ኣላህ የፈለገውን ሕያው ያደርጋል። የፈለገውን ይገድላልም። ኣላህ የምትሰሩትን ነገር ሁሉ ተመልካች ነው። ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرُبَىٰ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

157. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) በኣላህ መንገድ ላይ ስትዋጉ ብትገደሉ ወይም ብትሞቱ ከኣላህ የሆነው ምህረትና እዝነት እነርሱ ከሚሰበስቡት ሀብት ሁሉ የእናንተ ምንዳ በላጭ ነው። ﴿وَلَيْنَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

158. በጂሃድ ብትሞቱ ወይም ብትገደሉ ወደ ኣላህ ብቻ ትሰበሰባላችሁ። ﴿وَلَيْنَ مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

159. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በኣላህ ችሮታ ለዘብክላቸው። አመለ መጥፎና ልቦ ደረቅ በሆንክ ኖሮ ከአጠገብህ በተበተኑ ነበር። ከእነርሱም ጥፋት ይቅር በል። ለእነርሱም ከኣላህ ምህረትን ለምንላቸው። በሁሉም ነገር ላይ አማክራቸው። ከዚያ ቁርጥ ሀሳብ ባደረገክ ጊዜ በኣላህ ላይ ብቻ ተመካ። ኣላህ በእርሱ ላይ ብቻ ተመኪዎችን ይወዳልና። ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

160. (ሙስሊሞች ሆይ!) ኣላህ ከረዳችሁ እናንተን የሚያሸንፍ የለም። እርሱ ካዋረዳችሁ ደግሞ ከእርሱ ማዋረድ በኋላ የሚረዳችሁ ያ ማን ነው? አማኞች በኣላህ ላይ ብቻ ይመኩ። ﴿إِن يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

161. የምርኮን ገንዘብ መደበኛ ከነብይ የሚሆን አይደለም። የምርኮን ገንዘብ የሚደብቅም በትንሳኤ ቀን የደበቀውን ነገር ተሸክሞ ይመጣል። ከዚያ ነፍስ ሁሉ የስራዋን ዋጋ ትመነዳለች። እነርሱም አይበደሉም። ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

162. የአላህን ውዴታ የተከተለ ሁሉ የአላህን ቁጣ እንዳተረፈና ማዋሪያውም ገሀነም እንደሆነው ነውን? ገሀነም ማረፊያነቱ እጅግ ከፋ!

أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

163. ሁሉም በአላህ ዘንድ ባለ ልዩ ልዩ ደረጃዎች ናቸው። አላህ የሚሰሩትን ሁሉ ተመልካች ነውና።

هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾

164. አላህ በአማኞች ላይ ከመካከላቸው የሆነን፤ በእነርሱም ላይ አናቅጽን የሚያነብ፤ ከርክሶት የሚያጠራቸው፤ መጽሐፍንና ጥበብንም የሚያስተምራቸውን መልዕክተኛ በላከላቸው ጊዜ በእርግጥ ለገሰላቸው። እነርሱም ከዚያ በፊት ግልጽ ስህተት ውስጥ ነበሩ።

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

165. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እናንተ ያደረሱትሁትን ጥቃት ግማሽ በአገኛችሁ (በደረሰባችሁ) ጊዜ ይህ ከየት ነው የመጣብን አላችሁን? እርሱ ከነፍሶቻችሁ ዘንድ ነው። አላህም በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነው።» በላቸው።

أَوَلَمْآ أَصْبَحْتُمْ مُّصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِّثْلَهَا فَلَئِمْنَا أَنَّىٰ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

166. (የመልዕክተኛችን ባልደረቦች ሆይ!) ያ ሁለት ቡድኖች በተጋጠሙ ቀን ያደረሰባችሁ በአላህ ፈቃድ ብቻ ነው። የአማኞችን አቋም ሊፈትንና ማንነታቸውን ሊገልጽ ነው።

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَا ذِينَ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾

167. እነዚያንም የነፈቁትንና «ኑ በአላህ መንገድ ተጋደሉ ወይም ተከላከሉ።» የተባሉትን ሊገልጽ ነው ይህን ያደረገው። አስመሳዮቹም «ውጊያን ብናውቅ ኖሮ በተከተልናችሁ ነበር።» አሉ። እነርሱም ያን ጊዜ ከእምነት ይልቅ ወደ ክህደት የቀረቡ ናቸው። በልቦቻቸው የሌለውን በአፎቻቸው ይናገራሉ። አላህም የሚደብቁትን ሁሉ አዋቂ ነው።

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

168. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚህ ከትግል ወደ ኋላ የቀሩ ሲሆኑ ለወንድሞቻቸው «እኛን በታዘዙን ኖሮ ባልተገደሉ ነበር።» ያሉ ናቸው። «እውነተኛችም ከሆናችሁ እስቲ ከነፍሶቻችሁ ላይ ሞትን ገፍትሩ።» በላቸው።

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أِطَاعُونَا مَا قَاتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَن أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

169. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያንም በአላህ መንገድ የተገደሉትን ሰማዕታት ሙታን አድርገህ አትገምታቸው። በእርግጥ እነርሱ ጌታቸው ዘንድ ሕያው ናቸውና። ከጌታቸው ዘንድም ሲሰይ ይለገሳሉ።

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزِّقُونَ ﴿١٦٩﴾

170. ኣላህ ከችሮታው በሰጣቸው ነገር ተደሳቾች (ሲሆኑ ይመገባሉ):: በእነዚያም ከኋላቸው ገና ባልተከተሏቸውም (ባልሞቱትም እንደነርሱው ከተሰው) በእነርሱ ላይ ስጋትም ትካዜም የሌለባቸው ለመሆናቸው ይደሰታሉ።

﴿١٧٠﴾

171. በኣላህ ጸጋ፤ ችሮታና የአማኞችን ምንዳ የማያጠፋ በመሆኑም ይደሰታሉ።

﴿١٧١﴾

172. እነዚያን የመቁሰል አደጋ ከደረሰባቸው በኋላ ለኣላህና ለመልዕክተኛው የታዘዙት ከእነርሱ መካከል በጎ ተግባርን ለሰሩና ኣላህንም ለፈሩት ሁሉ ታላቅ ምንዳ አለላቸው።

﴿١٧٢﴾

173. እነዚያም ሰዎች ለእነርሱ «ጠላቶች ለእናንተ ጦርን እንደገና አከማችተዋልና ፍሯቸው።» ያሏቸውና ይህም በእምነት ላይ እምነትን የጨመረላቸው ቃላቸውም «በቂያችን ኣላህ ነው፤ እርሱም ምን ያምር መጠጊያ ነው!» ያሉ ናቸው።

﴿١٧٣﴾

174. ከዚያም የኣላህን ጸጋና ችሮታ ይዘው ምንም ክፉ ነገር ሳይነካቸው በሰላም ተመለሱ። የኣላህን ውዴታም ተከተሉ። ኣላህም የታላቅ ችሮታ ባለቤት ነውና።

﴿١٧٤﴾

175. ይህ የሚያስፈራራችሁ ሰይጣን ብቻ ነው። ወዳጆቹን ያስፈራራችኋል። (አማኞች ሆይ!) የሰይጣንን ወዳጆችን አትፍሯቸው። ትክክለኛ አማኞች ከሆናችሁም እኔን ብቻ ፍሩኝ።

﴿١٧٥﴾

176. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የእነዚያ ወደ ክህደት የሚቻከሉ ሰዎች አድራጎት (+ግባር) አያሳዝንህ። እነርሱ ፈጽሞ ኣላህን በምንም አይጎዱትምና። ኣላህ በመጨረሻይቱ ዓለም ለእነርሱ እድልን ላያደርግ ይሻልና። ለእነርሱም ታላቅ ቅጣት አለባቸው።

﴿١٧٦﴾

177. እነዚያ ክህደትን በእምነት የለወጡ ክፍሎች ሁሉ ኣላህን በምንም ነገር ፈጽሞ አይጎዱትም። ለእነርሱም አሳማሚ ቅጣት አለባቸው።

﴿١٧٧﴾

178. እነዚያ በኣላህ የካዱ ሰዎች ሁሉ እነርሱን ማዘግየታችንን ለነፍሶቻችን ደግ ነገር ነው ብለው አያስቡ። እነርሱን የምናዘገያቸው ኃጢአትን እንዲጨምሩ ብቻ ነውና። ለእነርሱም አዋራጅ ቅጣት አለባቸው።

﴿١٧٨﴾

179. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) ኣላህ መጥፎውን ከመልካሙ እስከሚለይ ድረስ ኣሚኞችን እናንተ ባላችሁበት ሁኔታ ላይ የሚተዋቸው ኣይደለም። ኣላህም ፍቁን ነገር የሚያሳውቃችሁ ኣይደለም። ግን ኣላህ ከመልዕክተኞቹ የሚሻውን ይመርጣል። እናም በኣላህና በመልዕክተኞቹም እመኑ። ብታምኑና ብትጠነቀቁ ለእናንተ ታላቅ ምንዳ ኣለላችሁ።

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۗ فَتَقَامُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَإِن تُلْمِزُوهُ فَتَقَالُوا فَلَکُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

180. እነዚያ ኣላህ ከችሮታው ከሰጣቸው ገንዘብ የሚነፍጉ ሰዎች ንፋግነት ደግ ተግባር ኣይምሰላቸው። ይልቁንም እርሱ ለእነርሱ መጥፎ ባህሪ ነው። ያንን በእርሱ የነፈጉበት ገንዘብ በትንሳኤ ቀን (እባብ ሆኖ) በኣንገታቸው ይጠለቃሉ። የሰማያትና የምድር ውርስ ለኣላህ ብቻ ነው። ኣላህ በምትሰሩት ነገር ሁሉ ውስጠ ኣዋቂ ነውና።

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

181. ኣላህ የእነዚያን «ኣላህ ድሃ ነው እኛ ግን ከበርቴዎች ነን።» ያሉትን ሰዎች ቃል በእርግጥ ሰማ። ያንን ያሉትንና ነብያትን ያለ ህግ መግደላቸውንም በእርግጥ እንጽፋለን። «የማቃጠልንም ስቃይ ቅመሱ።» እንላቸዋለን።

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۗ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُ دُونُوا عَذَابَ الْخَارِيقِ ﴿١٨١﴾

182. ያ ስቃይ እጃችሁ ባሳለፉት ስራና ኣላህም ለባሮቹ በዳይ ባለመሆኑ ነው።

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أُيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

183. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ ይህን ቃል የተናገሩት፡ «ለማንኛውም መልዕክተኛ እሳት የምትበላው ቁርባን እስከሚያመጣልን ድረስ በሱ እንዳናምን ኣላህ ወደ እኛ ኣዝዟል።» ያሉ ናቸው። «ብዙ መልዕክተኞች ከእኔ በፊት በግልጽ ተዓምራትና በዚያ ባላችሁት ቁርባን በእርግጥ መጥተውላችኋል። እውነተኛች ከሆናችሁ ታዲያ ለምን ገደላችኋቸው?» በላቸው።

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدٌ إِلَيْنَا ۗ أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ ۗ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلَمَّ قَتَلْتُمُوهُمْ ۗ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾

184. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ቢያስተባብሩህም ካንተ በፊትም በግልጽ ተዓምራት፣ በጽሁፎች፣ በብሩህ መጽሐፍም የመጡ መልዕክተኞችም በእርግጥ (በእነርሱ መሰሎች) ተስተባብረዋል።

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ ۗ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾

185. ነፍስ ሁሉ ሞትን በእርግጥ ቀማሽ ናት። ምንዳዎቻችሁንም የምትሞሉት በትንሳኤ ቀን ብቻ ነው። ከእሳት እንዲርቅ ተደርጎ ገነት እንዲገባ

كُلُّ نَفْسٍ دَٰبِقَةٌ ۖ لِّمَوْتٍ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحِرَ عَنِ النَّارِ

የተደረገም በእርግጥ ምኞቱን አገኘ። የቅርቡቱ ሕይወት ማታለያ እንጂ ሌላ አይደለችም።

مَتَّعَ الْعُرُورَ ﴿١٨٥﴾

186. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) በገንዘቦቻችሁና በነፍሶቻችሁ ትፈተናላችሁ። ከእነዚያ ከናንተ በፊት መጽሐፍን ከተሰጡትም ከእነዚያ በአላህ ካጋሩትም ቡድኖች ብዙ መጥፎ ነገሮችን ትሰማላችሁ። ብትታገሱና ብትጠነቀቁ (በጣም ጥሩ ነው።) ይህ ተግባር ከታላላቅ ነገሮች አንዱ ነው።

﴿١٨٦﴾

187. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ የእነዚያ መጽሐፍን የተሰጡትን ለሰዎች በእርግጥ «ልታብራሩት እንጂ ላትደብቁት» በማለት የያዘባቸውን ቃል ኪዳን አስታውሱ። እናም በጀርባዎቻቸው በኋላ ወረወሩት። በእርሱም ጥቂትን ዋጋ ገዙበት። የሚገዙትም ነገር ከፋ!

﴿١٨٧﴾

188. እነዚያን በሰሩት ነገር የሚደሰቱና ባልሰሩትም መመስገንን የሚወዱ ሰዎችን ከቅጣት በመዳን ላይ ናቸው ብለህ አታስባቸው። ለእነርሱ አሳማሚ ቅጣት አለባቸውና።

﴿١٨٨﴾

189. የሰማያትና የምድር ንግስና ለአላህ ብቻ ነው። አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነውና።

﴿١٨٩﴾

190. በሰማያትና በምድር መፈጠር፤ በሌሊትና በቀንም መተካካት ለባለ አእምሮዎች ሁሉ ታላላቅ ምልክቶች አሉት።

﴿١٩٠﴾

191. እነርሱም እነዚያ ቆመው ተቀምጠውም በጎናቸው ተጋድመውም አላህን የሚያወሱ በሰማያትና በምድር አፈጣጠርም የሚያስተነትኑና (እንዲህም) የሚሉ ናቸው። «ጌታችን ሆይ! ይህን በከንቱ አልፈጠርከውም ጥራት ይገባህ። ከእሳትም ቅጣት ጠብቀን።

﴿١٩١﴾

192. «ጌታችን ሆይ! አንተ እሳት የምታስገባው ሰው ሁሉ በእርግጥ አዋረድከው። ለበደለኞች ምንም ረዳቶች የሏቸውም።

﴿١٩٢﴾

193. «ጌታችን ሆይ! እኛ በጌታችሁ እመኑ በማለት ወደ እምነት የሚጠሩን ጠሪ ሰማንና ወዲያውኑ አመንንም። ጌታችን ሆይ! ኃጢአቶቻችንንም ማርልን ክፉ ስራዎቻችንንም አብስልን። ከንጹሆች ሰዎች ጋርም ግደለን።

﴿١٩٣﴾

194. «ጌታችን ሆይ! በመልዕክተኞቹ አማካኝነት የሰጠኸንን፤ የገባህልንን የተስፋ ቃል ስጠን። በትንሳኤ ቀንም አታዋርደን። (አታሰፍረን።) አንተ ቀጠሮን አታፈርስምና።»

رَبَّنَا وَآتَنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

195. እናም ጌታቸው «እኔ ከናንተ ውስጥ የወንድንም ሆነ የሴትን መልካም ስራ ወደታ አለጠፋም። ከፊላችሁ የከፊሉ አካል ነው።» በማለት ልመናቸውን ተቀብላቸው። እነዚያ ለዲን ሲሉ የተሰደዱ፣ ከአገሮቻቸውም በግፍ የተባረሩ፣ በመንገዳም (ሁከት የደረሰባቸው)፣ የተጠቁ፣ የተጋደሉ እና የተገደሉም ክፉ ስራዎቻቸውን አብስላቸዋለሁ። በስሮቻቸውም ወንዞች የሚፈሰሰባቸውን ገንዞች አስገባቸዋለሁ። እነርሱም ከአላህ ዘንድ የሆነን ከፍተኛ ምንዳ ይመነዳሉ። አላህ እርሱ ዘንድ መልካም ምንዳ አለና።

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذُكِّرْتُ أَوْ أَنثِي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَلَّيْنِ هَاجِرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِ وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

196. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የእነዚያ በአላህ የካዱ ሰዎች በየአገሮች መንፈሳስስ አያታልህ።

لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبَلَدِ ﴿١٩٦﴾

197. አነስተኛ ጥቅም ነው። ከዚያ መኖሪያቸው ገሀነም ናት። ገሀነም ደግሞ ማረፊያነቷ ምን ትከፋ!

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيُبْسَىٰ السَّيْهَادُ ﴿١٩٧﴾

198. እነዚያ ጌታቸውን የፈሩት ግን ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሰሰባቸው ገንዞች በውስጡ ዘወታሪዎች ሲሆኑ አላህ ዘንድ የተሰጡ መስተንግዶዎች አሏቸው። አላህ ዘንድ ያለውም ምንዳ ለበጎ ሰሪዎች ሁሉ በላጭ ነው።

لَكِنَّ الَّذِينَ آتَفَقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزَّلْنَا مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّالْبَرَارِ ﴿١٩٨﴾

199. ከመጽሐፍ ባለቤቶች መካከል አላህን ፈሪዎችና በአላህ አናቅጽም ጥቂትን ዋጋ የማይለውጡ ሲሆኑ በአላህና በዚያ ወደ እናንተ በተወረደው ቁርኣን በዚያም ወደ እነርሱ በተወረዱት ልዩ ልዩ መጽሐፍት የሚያምኑ ሰዎች አሉ። እነዚያ ለእነርሱ በጌታቸው ዘንድ ተገቢው ምንዳቸው አለላቸው አላህ ምርመራው ፈጣን ነው።

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلِيعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْرُونَ بَايَعَتِ اللَّهُ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

200. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ከእሳት ቅጣት ትድኑ ዘንድ ታገሱ፣ ተበራቱም፣ በጦር ኬላ ላይ ሆናችሁም ሰላትን ተጠባብቁ። አላህንም በትክክል ፍሩ።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

ሱረቱ አን-ኒሳዕ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. እናንተ ሰዎች ሆይ! ያንን ከአንዲት ነፍስ (ከአደም) የፈጠራችሁን፤ ከእርሷም መቀናጀቅን (ሀዋን) የፈጠረውንና ከሁለቱም ብዙ ወንዶችንና ብዙ ሴቶችን የበተነውን ጌታችሁን (አላህን) ፍሩ:: ያንንም በእርሱ የምትጠያየቁበትን አላህን (ከሚያስቆጡ) ተግባራትና ዝምድናዎችን (ከመቁረጥ) ተጠንቀቁ:: አላህ በእናንተ ላይ ተጠባባቂ ነውና::

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْفُوعًا رَّبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٦﴾

2. (እናንተ ነዛዜ ተቀባዮች ሆይ!) ለየተሞች ገንዘቦቻቸውን ስጡ:: (ከመሀከሉም) መጥፎውንም በመልካሙ አትለውጡ:: ገንዘቦቻቸውን ወደ ገንዘቦቻችሁ (በመቀላቀል) አትብሉ:: እርሱ ትልቅ ታጢአት ነውና::

وَأْتُوا أَلْيَتِيكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْحَبِيبَ ۖ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٧﴾

3. (እናንተ ሙስሊም ወንዶች ሆይ) በናንተ ስር ያሉት ሴት የተሞችን በማግባታችሁ አለማስተካከላችሁን ብትፈሩ ከሴቶች መካከል ለእናንተ የመረጣችሁትን (ደስ ያሏችሁን) ሁለት ሁለት ሶስት ሶስትና አራት አራት አግቡ:: በሚስቶች መካከል አለማስተካከላችሁን ብትፈሩ ግን አንዲትን ሴት ብቻ ወይም ንብረታችሁ የሆኑት ሴት ባሪያዎችን ብቻ (በሚስትነት) ያዙ:: ይህም (ሴትን ልጅ) እንዳትበድሉ በጣም የቀረበ ተግባር ነው::

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَتْنَىٰ وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

4. ለሴቶች መሀረቻቸውን ደስተኞች ሆናችሁ ስጧቸው:: ለእናንተ ከእርሱ የተወሰነን ነገር ራሳቸው ቢለግሱላችሁ ግን በእርካታና በምችት ሆናችሁ ብሉት (ተጠቀሙበት)::

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٩﴾

5. (ኃላፊዎች ሆይ!) ያን አላህ ለእናንተ መቋቋሚያ (መጠቃቀሚያ) ያደረገላችሁን ገንዘባችሁን (የያዘችሁላቸውን) ለቂሎች (ለአዕምሮ ደካሞች) አትስጧቸው:: ከእርሷም መግቧቸው:: ከእርሷ አልብሷቸውም:: ለእነርሱም መልካምን ንግግር ተናገሯቸው::

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ۖ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿١٠﴾

6. (ሙስሊሞች ሆይ!) የተሞችን ለጋብቻ እስከደረሱ ድረስ ፈትኗቸው:: ከእነርሱም ብልህነትን ብታውቁ ገንዘቦቻቸውን ስጧቸው:: በማባከንና ማደጋቸውን በመሸቀዳደም ገንዘቦቻቸውን አትብሉባቸው::

وَأْتِئْتُوا أَلْيَتِيكُمْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا فَأَدْعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ﴿١١﴾

(ከአሳዳጊዎቹ መካከል) ሀብታም የሆነ ሰው ከገንዘቦቻቸው (ቅንጣት ያህል እንኳን ከመቅረብ) ይከልከላል። ደሃ የሆነ ሰውም ቢሆን ለድካሙ ብቻ በአግባቡ ይብላል። ገንዘቦቻቸውን ወደ እነርሱ በሰጣችሁም ጊዜ በእነርሱ ላይ አስመስክሩ። በተጠባባቂነትም አላህ በቂ ነው።

وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

7. ለወንዶች ወላጆችና የቅርብ ዘመዶች ሲሞቱ ከተውት (ጥሪት ገንዘብ የውርስ) ድርሻ አላቸው። ለሴቶችም ወላጆችና የቅርብ ዘመዶች ከተውት ከእርሱ ይነስም ይብዛም (የውርስ) ድርሻ አላቸው። ለሁሉም የተወሰነ ድርሻ ተደንግጓል።

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

8. የውርስ ክፍፍልን (ውራሽ ያልሆኑ) የዝምድና ባለቤቶች፤ የቲሞችና ሚስቶች በተገኙበት ጊዜ ከእርሱ ለግሱላቸው። መልካምንም ንግግር ተናገሯቸው።

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقَرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

9. እነዚያ ከኋላቸው ደካማ ዝርያዎችን ቢተው ኖሮ በእነርሱ ላይ ምን ይደርስባቸው ይሆን ብለው የሚሰጉ ሰዎች ሁሉ (በየቲሞችም ላይ) ይህንኑ ይፍሩ። አላህንም ይፍሩ። ትክክለኛንም ቃል ይናገሩ።

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

10. እነዚያ የየቲሞችን ገንዘቦች በግፍ የሚበሉ ሁሉ በሆዶቻቸው ውስጥ የሚበሉት እሳትን ብቻ ነው። የገሀንም እሳትንም በእርግጥ ይገባሉ።

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

11. (ሰዎች ሆይ) አላህ በልጆቻችሁ ውርስ (በሚከተለው መልኩ) ያዛችኋል። ለወንድ የሁለት ሴቶች ድርሻ ያህል አለው። (ሁለት ወይም) ከሁለት በላይ የሆኑ ሴቶች ልጆች ብቻ ወራሽ ቢሆኑ ለእነርሱ (ሚቹ) ከተወው (ሀብት) ከሰሰት ሁለት እጁ ያገኛሉ (አላቸው)። አንዲት ሴት ወራሽ ብትሆን ደግሞ ለእርሷ የሀብቱ ግማሽ አላት። ለሚቹ ልጅ ካለው ለአባቱና ለእናቱ ከሁለቱ ለእያንዳንዱ ከስድስት አንድ አላቸው። ለእርሱ ልጅ ባይኖረውና ወላጆቹ ብቻ ቢወርሱት ለእናቱ ሲሰው አላት። ለእርሱም ወንድሞችና እህቶች ቢኖሩት ለእናቱ ከስድስት አንድ አላት። (ይህም ውርስ) የሚከፋፈለው ከተናዘዘው ኑዛዜ ወይም ከእዳው ክፍያ በኋላ ነው። አባቶቻችሁና ልጆቻችሁ ለእናት በመጥቀም ማንኛቸው ይበልጥ ቅርብ እንደሆኑ አታውቁም። ይህም ከአላህ የተደነገገ ነው። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው።

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُمَّتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أُبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ عَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

12. ለእናንተም ሚስቶቻችሁ ከተውት ንብረት ለእነርሱ ልጅ ካልኖራቸው ግማሹ አላችሁ። ለእነርሱም ልጅ ቢኖራቸው ከተውት ሀብት ከአራት አንድ አላችሁ። (ይህም) በእርሷ ከሚናዘዙበት ኑዛዜ ወይም ከእዳ ክፍያ በኋላ ነው። ለእናንተም ልጅ ከሌላችሁ ከተዋችሁት ንብረት ለእነርሱ (ለሚስቶቻችሁ) አንድ አራተኛ አላችው። ለእናንተም ልጅ ባይኖራችሁ ከተዋችሁት ንብረት ለእነርሱ (ለሚስቶቻችሁ) ከስምንት አንድ አላችው። (ይህም) ከምትናዘዙበት ኑዛዜ ወይም ከእዳ ክፍያ በኋላ ነው። ወላጆችም ልጅም የሌለውና የጎን ወራሾች የሚወርሱት ወንድ ወይም ሴት ቢገኝ ለእርሱም (ለሚሹ) ከእናቱ በኩል ብቻ የሆኑ ወንድም ወይም እህት ቢኖሩት ከሁለቱ ለእያንዳንዳቸው ከስድስት አንድ አላችው። ከአንድ የበዙ ቢሆኑ ደግሞ በሲሳው ላይ ተጋሪዎች ናቸው። ይህም ወራሾችን የማይጎዳ ሆኖ ከእርሷ ከሚናዘዙበት ኑዛዜ ወይም ከእዳ በኋላ ነው። ከአላህም የሆነን ኑዛዜ ያዛችኋል። አላህ ሁሉን አዋቂና ቻይ ነውና።

*وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

13. እነዚህ የአላህ ውሳኔዎች ናቸው። አላህንና መልዕክተኛውን የሚታዘዙ ሰዎች ሁሉ ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገንዞች በውስጣቸው ዘውታሪዎች ሲሆኑ ያስገባቸዋል። ይህም ትልቅ እድል ነው።

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

14. በአላህና በመልዕክተኛው ላይ የሚያምጽ ወሰኖችንም የሚተላለፍ ሁሉ በውስጡ ዘውታሪ ሲሆን ወደ ገሀነም እሳት ያስገባዋል። ለእርሱም አዋራጅ ቅጣት አለበት።

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِتًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

15. እነዚያ ከሴቶቻችሁ መካከል ዝሙትን የሚሰሩ በእነርሱ ላይ ከናንተ የሆነን አራት ታማኝ ወንዶችን አስመስክሩባቸው። ከመሰከሩባቸውም ሞት እስከሚደርስባቸው ወይም አላህ ለእነርሱ ሌላ መንገድን እስከሚያደርግ ድረስ በሴቶች ውስጥ ያዟቸው(እሳሯቸው።)

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَلْحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

16. እነዚያ ከእናንተ ውስጥ ዝሙትን የሚሰሩትን አሰቃዩባቸው (በሚገባ ቅጧቸው)። ቢጸጸቱና ስራቸውን ቢያሳምሩ ግን እነርሱን ተዋቸው (አታሰቃዩባቸው።) አላህ ጸጸትን ተቀባይና አዛኝ ነውና።

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَازَوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

17. ጸጸትን መቀበል ከአላህ በኩል ለእነዚያ ኃጢአትን በስህተት ለሚሰሩና ከዚያም ወዲያውኑ ለሚጸጸቱ ነው። እነዚያንም አላህ ከእነርሱ ጸጸትን ይቀበላል። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው።



18. ጸጸትን መቀበል ለእነዚያ ኃጢአቶችን ለሚሰሩና ልክ ሞት በመጣባቸው ጊዜ «አሁን ተጸጸትኩ።» ለሚሉና ለእነዚያም ከሓዲያን ሆነው ለሚሞቱ አይደለም። ለእነርሱም አሳማሚን ቅጣት አዘጋጅተናል።

19. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ሴቶችን ያስገደዳችሁ ሆናችሁ ልትወርሱና ግልጽ የሆነ መጥፎ ስራ ካልሰሩ በስተቀር ከሰጣችኋቸው ከፊሉን ልትወስዱባቸውና ልታጉላሏቸው አይፈቀድላችሁም። በመልካም ተኗኗቸው። ብትጠሏቸውም እንኳን ታገሱ። አንድ ነገር ብትጠሉትም አላህ በእርሱ ዉስጥ ብዙ ደግ ነገሮችን ሊያደርግላችሁ ይችላልና።

20. (ባሎች ሆይ!) በሚስት ቦታ ሌላ ሚስትን ለመለወጥ ብትፈልጉ (ለምትፈታው ሴት ቀደም ሲል) ብዙን ገንዘብ የሰጣችኋት እንደሆነ ከእርሷ ምንንም አትውስዱባት። በመበደልና ግልጽ በሆነ ኃጢአት ትወስዱታላችሁን?

21. ከፈላችሁ ወደ ከፊሉ የደረሰ ሲሆንና ከናንተ ላይም (ሴቶች) የጠበቀ ቃል ኪዳንን የያዙባችሁ ሲሆኑ እንዴት ትወስዱታላችሁ?

22. (ወንዶች ሆይ!) ከሴቶች መካከል አባቶቻችሁ ያገቧቸውን አታግቡ። ያለፈው ሲቀር። እርሱ መጥፎና የተጠላ ስራ ነውና። መንገድነቱም ከፋ።

23. (ወንዶች ሆይ!) እናቶቻችሁ፤ ሴት ልጆቻችሁ፤ እህቶቻችሁ፤ አክስቶቻችሁ (የአባቶቻችሁ እህቶች)፤ አክስቶቻችሁ (የእናቶቻችሁ እህቶች)፤ የወንድም ሴት ልጆች፤ የእህት ሴት ልጆች፤ እነዚያም ያጠቧችሁ የጡት እናቶቻችሁ፤ የጡት እህቶቻችሁ፤ የሚስቶቻችሁ እናቶች፤ እነዚያም ከጉዳዮቻችሁ ያሉት የእነዚያ ግብረ ስጋ ግንኙነት የፈጸማችሁባቸው ሚስቶቻችሁ ሴት ልጆች ልታገቧቸው በእናንተ ላይ እርም ተደረጉባችሁ። ግብረ ስጋ ግንኙነት

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يُتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ اللَّهَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِمًّا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ إِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

ያልፈጸማችሁባቸው የሚስቶቻችሁ ሴት ልጆቻቸውን ብታገቡ ግን በእናንተ ላይ ታጢአት የለባችሁም። የእነዚያ ከጀርባዎቻችሁ የሆኑት ወንዶች ልጆቻችሁ ሚስቶቻችሁ ሁለት እህትማማችንን በአንድ መሰብሰብም እንደዚሁ እርም ነው። ከዚህ በፊት ያለፈው ሲቀር። እርሱንስ ተምራችኋል። አላህ መሀሪና አዛኝ ነውና።

عَلَيْكُمْ وَحَلَّيْلُ أَبْتَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٤﴾

24. ባል ያገቡ ሴቶችም በጦርነት እጆቻችሁ በምርኮ የያዘቸው ሲቀሩ (በእናንተ ላይ እርም ናቸው)። ይህን ህግ አላህ በእናንተ ላይ ይነገራል። ከነዚህ ከተከለከሉት ሌላ ጥብቆች ሆናችሁና ዝሙተኞች ሳትሆኑ በገንዘባችሁ ጋብቻን ልትፈለጉ ለእናንተ ተፈቀደ። እናም ከእነርሱም መገናኘት የተጠቀማችሁባቸውን ሴቶች መሀሪቻቸውን ልትሰጡቸው ግዴታ ነው። ከመወሰን በኋላ በተዋደዱትሁበት ነገር በእናንተ ላይ ታጢአት የለም። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነውና።

* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

25. (ወንዶች ሆይ!) ከናንተ መካከል ጥብቆች ምዕመናትን ለማግባት ሀብትን ያልቻለ ሰው እጆቻችሁ ንብረት ካደረጓቸው ከምዕመናት መካከል ወጣቶቻችሁን አገልጋዬች የመረጠውን ያግባ። አላህ የውስጥ እምነታችሁን ምንነት አዋቂ ነውና። ከፊላችሁ ከከፊሉ የተራባ ነው። ባሮችንም ቢሆን እንደዚሁ በአሳዳሪዎቻቸው ፈቃድ ብቻ አግቧቸው። መሀሪቻቸውንም በመልካም መንገድ ስጧቸው። ጥብቆች ሆነው ዝሙተኛ ያልሆኑ የስርቆሽ ወዳጅንም ያልያዙ እንደሆኑ አግቧቸው። በማግባት በተጠበቁም ጊዜ መጥፎን ስራ ቢሰሩ በእነርሱ ላይ የተደነገገው ቅጣት በነፃዎቹ ላይ ከተደነገገው ቅጣት ግማሹ ቅጣት አለባቸው። ያ ከናንተ መካከል ዝሙትን ለፈራ ብቻ ነው። መታገሳችሁ የተሻለ ነው። አላህ መሀሪና አዛኝ ነውና።

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٦﴾

26. (አማኞች ሆይ!) አላህ የሃይማኖታችሁን ህግጋት ሊያብራራላችሁ፤ ከናንተ በፊትም የነበሩትን ነብያት ፈለጎች ሊመራችሁ፤ በእናንተም ላይ ጸጸትን ሊቀበል ይሻል። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው።

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٣٧﴾

27. አላህ በእናንተ ላይ ጸጸትን ሊቀበል ይሻል። እነዚያ ፍላጎታቸውን የሚከተሉ ግን ከእውነት ትልቅን መዘንበል እንድትዘነበሉ ይፈልጋሉ።

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٣٨﴾

28. አላህ ከናንተ ሊያቃልልላችሁ ይሻል። ሰው ደካማ **يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا** ሆኖ የተፈጠረ ነውና።

29. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ገንዘቦቻችሁን በመካከላችሁ ያለ አግባብ አትብሉ። በእናንተ መካከል በመስማማት የሆነችውን ንግድ ካልሆነች በስተቀር (እሷን ግን ብሉ)። ነፍሶቻችሁን በራሳችሁ አትግደሉ። አላህ ለእናንተ አዛኝ ነውና።

30. ወሰን በማለፍ እና በመበደል ይህን የሰራ ሁሉ **وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُضَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا** እሳት እናስገባዋለን። ይህም በአላህ ላይ ገር ነውና።

31. ትክክለኛ አማኞች ሆይ! ከተከለከላችሁት ወንጀሎች መካከል ታላላቆችን ብትርቁ ትናንሽ ቃጢአቶቻችሁን እናብስላችኋለን። የተከበረውንም መግቢያ (ገነት) እናስገባችኋለን።

32. አላህ ከፊላችሁን በከፊሉ ያበለጠበትን ጾታ አትመኙ። ለወንዶችም ከሰሩት ስራ እድል አላላቸው። ለሴቶችም ከሰሩት ስራ እንዲሁ እድል አላላቸው። አላህን ከችሮታው ለምኑት። አላህ በሁሉ ነገር አዋቂ ነውና።

33. ለሁላችሁም ወላጆችና የቅርብ ዘመዶች ከተውት ሀብት ወራሾችን አድርገናል። እነዚያንም (ለመረዳዳትና ለመዋረስ) በመሐላዎቻችሁ የተዋዋላችኋቸውን (ከስድስት አንድ) ድርሻቸውን ስጧቸው። አላህ በነገሩ ሁሉ አዋቂ (መስካሪ) ነው።

34. ወንዶች ለሴቶች ቋሚና የበላይ አስተዳዳሪዎች ናቸው። አላህ ከፊላቸውን በከፊሉ ላይ በማብለጡና ወንዶች ከገንዘቦቻቸው ለሴቶች በመስጠታቸው ምክኒያት ነው። መልካሞቹ ሴቶች ማለት ለባሎቻቸው ታዘዣቸው፤ አላህ ባስጠበቀው ነገር ከባሎቻቸው ሩቅ የሆነውን ጠባቂዎች ናቸው። እነዚያን ማመፅቻቸውን የምትፈሩትን ሴቶች መጀመሪያ ገስጷቸው። ከዚያም በመኝታቸው ተለዩዋቸው። ከዚያም (በአካሎቻቸው ላይ ሳካ ሳታደርሱ) ምቷቸው። ከታዘዟችሁ ለመጨቆን ስትሉ በእነርሱ ላይ መንገድን አትፈልጉ። አላህ የሁሉም በላይና ታላቅ ነውና።

35. በመካከላቸውም ጭቅጭቅ መኖሩን ብትፈሩ (ብታውቁ) ከቤተሰቡና ከቤተሰቦቿ የተውጣጡ የቤተ ዘመድ ጉባኤ አዋቅሩ። ሁለቱም እርቅን ቢሹ አላህ በመካከላቸው ያስማማቸዋል። አላህ ግልጽንም ሆነ ውስጥንም አዋቂ ነው።

﴿٣٥﴾

36. አላህን ተገዙ። በእርሱ ምንምም አታጋሩ። ለወላጆች፣ ለቅርብ ዝምድና ባለቤቶች፣ ለየቲሞች፣ ለምስኪኖች፣ ለቅርብ ጎረቤት፣ ለሩቅ ጎረቤት፣ ለጎን ባልደረባ፣ ለመንገደኛ፣ እጆቻችሁ ንብረት ላይረጓቸው ባሮች መልካምን ስሩ። አላህ ኩራተኞችንና ጉረኞችን አይወድምና።

﴿٣٦﴾

37. እነዚያ የሚሰሰቱ ንፋሳቸው ሰዎችንም በመሰሰት (በንፍግና) የሚያዝዙ አላህ ከችሮታው የሰጣቸውን ጸጋ የሚደብቁ ብርቱን ቅጣት ይቀጣቸዋል። ለከላዲያንም አዋራጅን ቅጣት አዘጋጅተናል።

﴿٣٧﴾

38. እነዚያ ለሰዎች ይደልን ሲሉ ገንዘቦቻቸውን የሚሰጡ በአላህ እና በመጨረሻው ቀን የማያምኑ ይቀጣሉ። ሰይጣንም የእሱ ጓደኛው የሆነለት ሁሉ ጓደኛነቱ ከፋ!

﴿٣٨﴾

39. በአላህና በመጨረሻው ቀን ባመኑና አላህ ከሰጣቸው ሲሳይ በላገሱ ኖሮ በእነርሱ ላይ ምን ጉዳት ነበረ? አላህ በእነርሱ ሁኔታ አዋቂ ነው።

﴿٣٩﴾

40. አላህ የብናኝን ክብደት ያህል እንኳን አይበድልም። መልካም ስራ ብትሆንም ይደራርባታል። ከእርሱም ዘንድ ታላቅን ምንዳ ይሰጣል።

﴿٤٠﴾

41. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከሕዝቦች ሁሉ መስካሪን ባመጣንና አንተንም በእነዚህ (ባንተ ህዝቦች) ላይ መስካሪ አድርገን በምናመጣህ ጊዜ የከላዲያን ሁኔታ እንዴት ይሆን?

﴿٤١﴾

42. በዚያ ቀን እነዚያ በአላህ የካዱ ሰዎችና መልዕክተኛውን ያልታዘዙት ምድር በእነርሱ ላይ ብትደፋባቸው ይመኛሉ። ከአላህም ወሬን አይደብቁም።

﴿٤٢﴾

43. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) የምትሉትን ነገር ለይታችሁ አስከምታውቁ ድረስ የሰከራችሁ ሆናችሁ

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا

ወደ ሰላት አትቅረቡ። ጀናባ ስትሆኑም መንገድን አላፈዎች ካልሆናችሁ በስተቀር ሙሉ አካላታችሁን እስከምትታጥቡ ድረስ መስጊድን አትቅረቡ። በሽተኞች ወይም በጉዞ ላይ ብትሆኑ ወይም ከናንተ አንዱ ከአይነ ምድር ቢጸዳዳ ወይም ከሴቶች ጋር ብትነካኩና (የግብረሰባ ግንኙነት ብትፈጽሙና) ውሃን ባታገኙ ንጹህ የሆነን የምድር ገጽ (አፈርን) አብሱ። ከዚያ ፊቶቻችሁንና እጆቻችሁን በእርሱ አብሱ። አላህ ይቅር ባይና መሀሪ ነውና።

إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٣٧﴾

44. (መልዕክተኞችን ሙሉም ይሆይ!) ወደ እነዚያ ከመጽሐፍ የእውቀት ድርሻን ወደ ተሰጡት ክፍሎች አላየህም? ጥመትን በቅንነት ይገዛሉ። መንገድንም እንድትሰሳቱ ይፈልጋሉ።

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُشْرَتُونَ الصَّلَاةَ وَبُرْيُودُونَ أَنْ تَصَلُّوا إِلَّا السَّبِيلَ ﴿٣٤﴾

45. (ትክክለኛ አማኞች ሆይ!) አላህ ጠላቶቻችሁን ከናንተ በበለጠ አዋቂ ነው። ጠባቂነትም በአላህ በቃ። ረዳትነትም በአላህ በቃ።

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾

46. ከእነዚያ ከአይሁዳውያን መካከል ንግግሮችን ከስፍራዎቹ የሚያጣምሙ አሉ። «ንግግርክን ሰማንና ትእዛዝክን አመጽን፤ የማትሰማም ስትሆን እስቲ ስማ።» ይላሉ። በምላሳቸውም ለማጣመምና ሃይማኖትንም ለመዝለፍ በማሰብ "ራዲና" ይላሉ። እነርሱም «ሰማንና ታዘዝን፤ ስማን ተመልከተንም።» ባሉ ኖሮ ለእነርሱም መልካምና ትክክለኛ በሆነ ነበር። ግን በክህደታቸው ምክንያት አላህ ረገማቸው። ከእነርሱም መካከል ጥቂቶች እንጂ አያምኑም።

مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُخْفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَبِقَوْلٍ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مَسْمُوعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

47. እናንተ መጽሐፍ የተሰጣችሁ ሰዎች ሆይ! ፊቶችን ሳናዘርና በጀርባዎች ላይ ሳንመልሳቸው ወይም የሠንበትን ባለቤቶች እንደረገምን ሳንረገማችሁ በፊት ከናንተ ጋር ያለውን የሚያረጋግጥ ሆኖ በአወረድነው ቁርአን እመኑ። የአላህም ትዕዛዝ ተፈጻሚ ነው።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ ءَامِنُونَ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ نَطْمِئِسَ وَجُوهًا فَنَرَدَهَا عَلَىٰ أَذْبَانِهَا أَوْ لَعْنَهُمْ كَمَا لَعْنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

48. አላህ በእርሱ ማጋራትን ፈጽሞ አይምርም። ከዚህ በታች (ውጭ) ያለውን ታጢአት ግን ለሚሻው ሁሉ ይምራል። በአላህ የሚያጋራ ሁሉ ታላቅን ታጢአት በእርግጥ ቀጠፈ።

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

49. ወደ እነዚያ ነፍሶቻቸውን ወደ ሚያጠሩት (ሚያወድሱት) አላየህምን? ይልቁንም አላህ ነው

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ قَتِيلًا ﴿٤٩﴾

የሚፈልገውን የሚያጠራው። በተምር ፍሬ ስንጥቅ ላይ ያለችን ክር መሳይ ያህልም ቢሆን አይበደሉም።

50. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በአላህ ላይ ውሸትን እንዴት እንደሚቀጥፉ ተመልከት። ግልጽ ወንጀል በርሱ ባቃ።
أَنْظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِيمَانًا مُبِينًا ﴿٥٠﴾

51. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ እነዚያ ከመጽሐፍ ድርሻን ወደ ተሰጡት አላየህምን? በድግማትና በጣዖት ያምናሉ። ለእነዚያ በአላህ ለካዱትም እነርሱ በሃይማኖት ከእነዚያ በሙሐመድ ካሙኑት ይበልጥ ቀና እንደሆኑ ይናገራሉ።
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَيَتَّقُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾

52. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ አላህ የረገማቸው ናቸው። አላህ የረገመውን ደግሞ ለርሱ ፈጽሞ ረዳት አታገኛለትም።
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن نَّجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

53. በእውነቱ ለእነርሱ ከንግስናው ፈንታ አላቸውን? ያን ጊዜማ ለሰዎች በተምር ፍሬ ላይ ያለቸውን ነጥብ ያህል እንኳን አይሰጡም ነበር።
أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾

54. ይልቁንም ለሰዎች አላህ ከችሮታው በሰጣቸው ነገር ላይ ይመቀኛሉን? ለኢብራሂምም ቤተሰቦች መጽሐፍንና ጥበብን በእርግጥ ሰጠን። ታላቅንም ንግስናን ሰጠናቸው።
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

55. ከነሱም (ከአይሁድ) መካከል በነብዩ ሙሐመድ ያመነ አለ። ከእነርሱም ከዚህ እምነት ያፈገፈገ አለ። አቃጣይነት በገሀነም ባቃ።
فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

56. እነዚያን በተወምራታችን የካዱትን ሁሉ በእርግጥ እሳትን እናስገባቸዋለን። ስቃይን እንዲቀምሱም ቆዳዎቻቸው በተቃጠሉ ቁጥር ሌሎችን ቆዳዎች እንለውጥላቸዋለን። አላህ ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ ነው።
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلَّمَآ نَضَّجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

57. እነዚያ በአላህ አንድነት ያምኑና መልካም ስራዎችን የሰሩ ከስራቸው ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገንቶች ዘላለም በውስጣቸው ዘወታሪዎች ሲሆኑ በእርግጥ እናስገባቸዋለን። ለእነርሱ በውስጧ ንጹህ ሚስቶችም አሏቸው። የምታስጠልልን ጥላም እናስገባቸዋለን።
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا قَائِلِينَ ۗ أَلَيْسَ ذَلِكَ جَنَّاتٍ يَدْخُلُهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥٧﴾

58. አላህ አይራዎችን ወደ የባለቤቶቻቸው እንድታደርሱና በሰዎች መካከል በፈረዳችሁ ጊዜም በትክክል እንድትፈረዱ ያዘኛኋል። አላህ በእርሱ የሚገስፀችሁ ነገር ምን ያምር ነው! አላህ ሁሉን ሰሚ እና ሁሉን ተመልካች ነው።
*إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

59. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህን ታዘዙ። መልዕክተኛውን እና ከመካከላችሁም የስልጣን ባለቤቶችን ታዘዙ። በማንኛውም ነገር ብትከራከሩም በአላህና በመጨረሻው ቀን የምታምኑ ከሆናችሁ የተከራከራችሁበትን ነገር ወደ አላህና ወደ መልዕክተኛው መልሱት። ይህ የተሻለ እና መጨረሻውም ያማረ ነው።

بَيَّأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَذُرُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

60. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ እነዚያ «ባንተ ላይ በተወረደውና ካንተ በፊትም በተወረደው አምናናል።» ወደ ሚሉት አላየህምን? በእርሱ እንዲክዱ በእርግጥ የታዘዙ ሲሆኑ ወደ ጣኦት መፋረድን ይፈልጋሉ። ሰይጣንም ከእውነት የራቀን መሳሳት ሊያሳስታቸው ይፈልጋል።

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يَرِيدُونَ أَن يُتَّخَذُوا كُفْرًا إِلَىٰ آلَظُّهُومِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

61. ለእነርሱም፡- «አላህ ወደ አወረደው ቁርአንና ወደ መልዕክተኛው ኑ።» በተባሉ ጊዜ አስመሳዮችን ካንተ በሀይል ሲሸኙ ታያቸዋለህ።

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

62. እጆቻቸውም ባስቀደሙት ጥፋት ምክንያት መከራ በደረሰባቸውና ከዚያ «ደግን ሀሳብና ማስማማትን እንጂ ሌላን አልፈለግንም።» በማለት በአላህ የሚምሉ ሆነው ወደ አንተ በመጡ ጊዜ እንዴት ይሆናል?

فَكَيْفَ إِذَا أَصَبْتَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾

63. እነዚያ አላህ በልቦቻቸው ውስጥ ያለውን ሁሉ የሚያውቅባቸው ናቸው። ከእነርሱ ራስህን አግልል። ገስፃቸውም። ለእነርሱም በነፍሶቻቸው ውስጥ ጠልቆ የሚገባ ጠንካራ ቃል ተናገራቸው።

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

64. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ማንንም መልዕክተኛ በአላህ ፈቃድ ሊታዘዙት እንጂ አልላክንም። እነርሱም ነፍሶቻቸውን በበደሉ ጊዜ ወደ አንተ መጥተው አላህን ምህረት በለመኑና መልዕክተኛውም ለእነርሱ ምህረትን በለመነላቸው ኖሮ አላህን ጸጸትን ተቀባይና አዛኝ ሆኖ ባገኙት ነበር።

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

65. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጉዳዩ እነርሱ እንዳሉት አይደለም። በጌታህ እምላላሁ በመካከላቸው በተከራከሩበት ፍርድ የሚያስፈርዱህ ሆነው ከዚያ ከፈረድከው ነገር በነፍሶቻቸው ውስጥ ጭንቀትን እስከማያገኙና ፍጹም መታዘዝንም እስከሚታዘዙ ድረስ አማኝ አይሆኑም።

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلَمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

66. እኛም በእነርሱ ላይ፡- «ነፍሶቻችሁን ግደሉ» ወይም «ከአገሮቻችሁ ውጡ» ማለትን በፃፍን ኖሮ ከእነርሱ ጥቂቶቹ እንጂ ባልሰሩት (ባልተገበሩት) ነበር። የሚገሰጹበትን ነገር በተገበሩት ኖሮ ለእነርሱ መልካምና በእምነታቸው ላይ ለመርጋትም በጣም የበረታ በሆነ ነበር።

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَنبِيئًا ﴿٦٦﴾

67. ያን ጊዜ ደግሞ ከእኛ ዘንድ ታላቅን ምንዳ በሰጠናቸው ነበር።

وَإِذَا لَأْتَيْنَهُمْ مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾

68. ቀጥተኛውንም መንገድ በእርግጥ በመራናቸው ነበር።

وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

69. አላህንና መልዕክተኛውን የሚታዘዝ ሁሉ ከእነዚያ አላህ በእነርሱ ላይ ፀጋውን ከዋለላቸው ከነብያቶቹ፤ ከፃድቃን፤ ከሰማዕታትና ከመልካሞቹ ጋር ይሆናሉ። የእነዚያም ጓደኝነት አማረ።

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصّٰلِحِينَ وَالشَّٰهِدَاءِ وَالصّٰلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

70. ይህ ችሮታ ከአላህ የተለገሰ ነው። አዋቂነትም በአላህ በቃ።

ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلِيمًا ﴿٧٠﴾

71. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ጥንቃቄያችሁን ያዙ። ክፍልፍልም ወይም በአንድ ሆናችሁ ለዘመቻ ውጡ።

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا تُبٰتًا أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾

72. ከናንተ ውስጥ በእርግጥ ከዘመቻ ወደ ኋላ የሚንጓደድ (የሚጎተት) ሰው አለ። አደጋም ካገኛችሁ «ከእነርሱ ጋር ተሳታፊ ባለመሆኔ አላህ በእኔ ላይ በእርግጥ ጸጋውን ዋለልኝ።» ይላል።

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَظُنُّ فَإِنْ اَصْبَحْتُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلٰىٓ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾

73. ከአላህ የሆነ ችሮታ ካገኛችሁ ደግሞ በእናንተና በእርሱ መካከል ፍቅር አንዳልነበረ ሁኖ «ታላቅ እድል አገኝ ዘንድ ምን ነው ከእነርሱ ጋር በሆንኩ?» ይላል።

وَلَيْنْ اَصْبَحْتُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَآنَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيِّنُنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْرًا فَوْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾

74. እናም እነዚያ ቅርብን ህይወት በመጨረሻይቱ ሕይወት የሚለውጡ (የሚገዙ) በአላህ መንገድ ይጋደሉ። በአላህ መንገድ የሚጋደልና ከዚያ የሚገደል ወይም የሚያሸንፍ ሁሉ ታላቅ ምንዳን በእርግጥ እንሰጠዋለን።

* فَلَيَقْتُلَنَّ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَلَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ اَلْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يَقْتُلْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾

75. (አማኞች ሆይ!) በአላህ መንገድና ከወንዶች፣ ከሴቶችና ከልጆችም የሆኑትን እነዚያን፡- «ጌታችን ሆይ! ከዚህች ባለቤቶቿ በዳይ ከሆኑባት ከተማ አውጣን፤ ካንተም ዘንድ ለእኛ አሳዳሪን አድርግልን፤ ካንተ ዘንድም ለእኛ ረዳትን አድርግልን።» የሚሉትን ደካሞች ሰዎች ለማዳን የማትዋጉት ለምንድ ነው?

وَمَا لَكُمْ لَآ تُقْتَلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوٰلِدِيْنَ اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظّٰلِمِ اٰهْلِهَا وَاَجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًا وَاَجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

76. እነዚያ ያመኑት በአላህ መንገድ ይወጋሉ። እነዚያ በአላህ የካዱት ደግሞ በጣኦት መንገድ ይወጋሉ። እናም (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) የሰይጣን ቡድኖችን ተፋለሙ። የሰይጣን ተንከል ደካማ ነውና።

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

77. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ እነዚያ ለእነርሱ፡- «እጆቻችሁን ከመጋደል ሰብስቡ፤ ሰላትን ደንቡን ጠብቃችሁ ስገዱ፤ ግዴታ ምጽዋትን ስጡ።» ወደ ተባሉት አላየህምን? በእነርሱ ላይ መጋደል ግዴታ በሆነባቸው ጊዜ ደግሞ ከእነርሱ መካከል ከፊሎሾ ወዲያውኑ ሰዎችን ልክ አላህን እንደሚፈሩ ወይም የበለጠ ይፈራሉ። «ጌታችን ሆይ! በእኛ ላይ መጋደልን ለምን ይነገግህ? እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አታቆዩንም ኖሯልን?» ይላሉ። «የቅርብ ሕይወት ጥቅም አነስተኛ ነው። የመጨረሻይቱ ዓለም ጥቅም ግን አላህን ለሚፈሩ ሁሉ በላጭ ነው። በተምር ፍሬ ውስጥ ያሉትን ክር መሰል ያህል እንኳ አትበደሉም።» በላቸው።

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تَظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

78. የትም ስፍራ ብትሆኑ ሞት ያገኛችኋል። በጠነከሩ ህንፃዎች ውስጥም ብትደብቁ እንኳን። ደግ ነገር ካገኛቸው «ይህ ከአላህ ዘንድ የመጣ ነው።» ይላሉ። መከራ ካገኛቸው ግን «ይህ ካንተ ዘንድ የመጣ ነው።» ይላሉ። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ሁሉም (ደንም ክፍውም) ከአላህ ዘንድ የመጣ ነው።» በላቸው። እነዚህ ሰዎች ንግግርን ሊረዱ የማይቀርቡት ለምንድን ነው?

أَيَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ وَإِنْ تُصْبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصْبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

79. (የሰው ልጅ ሆይ!) ደግ ነገር የሚያገኝህ ከአላህ ችሮታ ነው። የሚደርስብህ መከራ ግን ከራስህ ጥፋት የተነሳ ነው። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለሰዎች ሁሉ መልዕክተኛ አድርገን ላክንህ። መስካሪነትም በአላህ በቃ።

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

80. መልዕክተኛውን የሚታዘዝ ሁሉ በእርግጥ አላህን ታዘዘ። ከትዕዛዝም የሸሸው ጉዳይ አያሳስብህ። በእነርሱ ላይ ጠባቂ አድርገን አላክንህምና።

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

81. አጠገብህ ሲሆኑ የአንተ ታዛዥ ነን ይላሉ። ካንተ ዘንድ በውጡ ጊዜ ከእነርሱ ከፊሎሾ ከዚያ በአጠገብህ ከሚሉት ሌላን በልቦቻቸው ያሳድራሉ። አላህ በልቦቻቸው የሚያሳድሩትን ነገር ሁሉ ይጽፋል።

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَأُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةً مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوَلَّى عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾

ስለዚህ ተዋቸውና በአላህ ላይ ብቻ ተመካ። መመኪያነት አላህ ብቻ በቃ።

82. ቁርአንን አያስተነትኑምን? ከአላህ ሌላ ዘንድ የመጣ በነበረ ኖሮ በውስጡ ብዙ መለያዎችን ባገኙ ነበር።
أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

83. ሰላምን ወይም ስጋትን የሚመለከት ወሬ በመጣላቸው ጊዜ እርሱን ያሰራጩሉ (ያጋንናሉ)። ወደ መልዕክተኛውና ከእነርሱ መካከል የጉዳይ ባለቤቶች ወደ ሆኑት አዋቂዎቹ በመለሱት ኖሮ እነዚያ ከእነርሱ መካከል ነገሩን በትክክል የሚረዱት ክፍሎች ባወቁት ነበር። በእናንተ ላይ የአላህን ችሮታና እዝነቱ ባልነበረ ኖሮ ከጥቂቶቹ በስተቀር ሰይጣንን በተከተላችሁ ነበር።
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَشِيطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

84. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በአላህ መንገድ ተዋጋ። ራስህን እንጂ ሌላን አትገደድም። አማኞችንም በአላህ መንገድ ላይ በመዋጋት ላይ አይፋፍራቸው። አላህ የእነዚያን የካዳትን ሰዎች ኃይል ሊከለክል ይከፈላል። አላህ በሃይል በመያዙ የበረታና ቅጣቱም የጠነከረ ነው።
فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِكَ بِأَسِّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾

85. መልካም መታደግን የሚታደግ (ሽምግልናን የሚሸመግል) ሰው ሁሉ ለራሱ ከእርሷ እድል ይኖረዋል። መጥፎ መታደግንም የሚታደግ ሰው ለእርሱ ከእርሷ ድርሻ ይኖረዋል። አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነው።
مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيمًا ﴿٨٥﴾

86. እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) ሰላምታ በቀረበላችሁ ጊዜ ከእርሷ ይበልጥ ባማረ ሰላምታን መልሱ። ወይም እርሷን ራሷን መልሷት። አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ተቆጣጣሪ ነውና።
وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ حَيِّئُوا بِإِحْسَانٍ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

87. አላህ ከእርሱ በስተቀር ትክክለኛ አምላክ የለም። ወደ ትንሳኤ ቀን በእርሱ ጥርጥር የሌለበት ሲሆን በእርግጥ ይሰበሰባቸዋል። በንግግርም ከአላህ ይበልጥ እውነተኛ ማን ነው?
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

88. (አማኞች ሆይ) አላህ በስራዎቻቸው ምክንያት ወደ ክህደት የመለሳቸው ሲሆኑ በሙናፊቶች ጉዳይ እናንተ ለሁለት ቡድን የተከፈላችሁት ምን ሆናችሁ ነው? አላህ ያጠመመውን ሰው ልታቀኑ ታስባላችሁን? (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ ያጠመመውን ሰው ለእርሱ መንገድ ፈጽሞ አታገኝላትም።
*فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَفَقِّهِينَ فَتَنَيْنَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾

89. (አማኞች ሆይ) በአላህ እንደ ካዱ ሁሉ እናንተም እንድትከዱና ከእነርሱ ጋር እኩል እንድትሆኑ ተመኙ። በአላህ መንገድ እስከሚሰደዱ ድረስ ከእነርሱ መካከል ወዳጆችን አትያዙ። ከእምነት ካፈገፈጉም ማርኪቸው። ባገኛችኋቸው ስፍራ ሁሉ ግደሏቸው። ከእነርሱም ወዳጅንና ረዳትን አትያዙ።

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرْتُمْ فَتَكُونُوا سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَحُذَرُهُمْ وَأَتَتْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾

90. እነዚያ በእናተና በእነርሱ መካከል ቃል ኪዳን ወዳላቸው ህዝቦች የሚጠጉ፤ ወይም እናንተን ለመጋደልም ይሁን ወገኖቻቸውን ለመጋደል ልቦቻቸው የተጨነቁ ሆነው ወደ እናንተ የመጡ ሲቀሩ እነዚያንም አትጋደሏቸው። አላህ በፈለገ ኖሮ በእናንተ ላይ ሀይል በሰጣቸውና በተዋዳችሁ ነበር። ቢተዋችሁ ባይዋዳችሁ ወደ እናንተ የእርቅን ሀሳብ ቢያቀርቡ አላህ ለእናንተ በእነርሱ ላይ የመዋጋት መንገድን አላደረገም።

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَكُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقْتَلُوا أَوْ يَقْتُلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

91. ከናንተም ሆነ ከወገኖቻቸው ለመዳን የሚፈልጉ ሌሎች ቡድኖችም ታገኛላችሁ። ወደ እውከት እንዲመለሱ በተጠሩ ቁጥር በእርሷ ውስጥ ይዘፈቃሉ። ባይተዋችሁና እርቅን ካላቀረቡላችሁ እጆቻቸውንም ባይሰበስቡ ባገኛችኋቸው ስፍራ ሁሉ ማርኪቸው። ግደሏቸውም። እነዚያን ለእናንተ በእነርሱ ላይ ግልጽ ማስረጃን አድርገንላችኋል።

سَتَجِدُونَ عَٰخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَّا رَدُّوا إِلَىٰ الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَحُذَرُهُمْ وَأَتَتْهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولِيَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مَّبِئًا ﴿٩١﴾

92. አማኝ በስህተት ካልሆነ በስተቀር አማኝን መግደል አይገባዉም። አማኝን በስህተት የገደለም አማኝ ባሪያን ነፃ ማውጣትና ምህረት ካላደረጉላት በስተቀር ለቤተሰቦቹ የምትሰጥ ጉማ መክፈል አለበት። ተገዳዩ ምዕመን ሆኖ ለእናንተ ጠላት ከሆኑ ህዝቦች ዘንድ ቢሆንም አማኝን ባሪያ ነፃ ማውጣት አለበት። ተገዳዩ በእናንተ እና በእነርሱ መካከል ቃል ኪዳን ካላቸውም ህዝቦች ጋር ቢሆን ለቤተሰቦቹ የምትሰጥ ጉማና አማኝን ባሪያ ነፃ ማውጣት አለበት። ይህንን ያላገኘም በተከታታይ ሁለት ወሮችን መፃም አለበት። ከአላህ የሆነ ጸጸት (ለመቀበል ደነገገላችሁ።) አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው።

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوًّا لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

93. አማኝን አስቦ የሚገድል ቅጣቱ በውስጡ ዘወታሪ ሲሆን ገሀነም ናት። አላህ በእርሱ ላይ ተቆጣጠረ። ረገመውም። ለእርሱ ከባድ ቅጣትን አዘጋጀቶለታል።

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٣٣﴾

94. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! በአላህ መንገድ ለመዋጋት በተጓዛችሁ ጊዜ አረጋግጡ። ሰላምታን ወደ እናንተ ላቀረበ ሰው የቅርቢቱን ሕይወት ጥቅም የምትፈልጉ ሆናችሁ «ትክክለኛ አማኝ አይደለህም።» አትበሉት። አላህ ዘንድ ብዙ ምርኮዎች አሉና። እናንተም ከዚህ በፊት ልክ እንደዚሁ ነበራችሁ። አላህ በእናንተ ላይ ለገሰ። ስለዚህም አረጋግጡ። አላህ በምትሰሩት ሁሉ ውስጠ አዋቂ ነውና።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبَتُّعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

95. ከአማኞች የጉዳት ባለቤት ከሆኑት በስተቀር ተቀማጮቹ እና በአላህ መንገድ በገንዘቦቻቸውም በነፍሶቻቸውም የሚታገሉት አይስተካከሉም። በገንዘቦቻቸውም በነፍሶቻቸውም የሚታገሉትን አላህ በተቀማጮቹ ላይ በደረጃ አበለጠ። ለሁሉም አላህ መልካሚቱን (ገነት) ተስፋ ሰጠ (ቃል ኪዳን ገባ)። ታጋዮቹንም በተቀማጮቹ ላይ አላህ በታላቅ ምንዳ አበለጠ።

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْأَحْسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

96. ከእርሱ ዘንድ በሆኑ ደረጃዎች አበለጠ። ምህረትንም አደረገ። እዝነትንም አዘነላቸው። አላህ መሀሪና አዛኝ ነውና።

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٦﴾

97. እነዚያ ለእምነት ሲሉ ባለመሰደድ ነፍሶቻቸውን በዳዮች ሆነው መላዕክት የገደሏቸው መላዕክት ለእነርሱ «በምን ነገር ላይ ነበራችሁ?» ይሏቸዋል። «በምድር ውስጥ ደካሞች ነበርን።» ይላሉ። «የአላህ ምድር ትሰደዱባት ዘንድ ሰፊ አልነበረችምን?» ይሏቸዋል። እነዚያም መኖሪያቸው ገሀነም ናት። ገሀነምም መመለሻነቷ ከፋች።

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٣٧﴾

98. ከወንዶችና ከሴቶች ከህፃኖችም ሲሆኑ ከሀገራቸው ለመውጣት መላን የማይችሉና መንገድንም የማይመሩ ደካሞች ባለመሰደዳቸው ግን ምንም ቅጣት የለባቸውም።

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٣٨﴾

99. እነዚያ አላህ ከእነርሱ ይቅርታ ሊያደርግ ይሻል። አላህም ይቅር ባይና መሀሪ ነውና።

فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٩﴾

100. በአላህ መንገድ የሚሰደድ ሁሉ በምድር ውስጥ ብዙ መሰደጃንና ምቹትን ያገኛል። ወደ አላህና ወደ መልዕክተኛው ስደተኛ ሆኖ ከቤቱ የሚወጣና ከዚያ

* وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ-

በመንገድ ላይ ሞት የሚያገኘው ምንዳው በእርግጥ በአላህ ዘንድ ተረጋገጠ። አላህ መሀሪና አዛኝ ነውና።

مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٠﴾

101. (አማኞች) በምድር ላይ በተጓዘችሁ ጊዜ እነዚያ የካዱት ሊያውኩችሁ እንደሆነ ብትፈሩ ከሶላቶች መካከል ከፊሎችን (ባለ አራት አራት ረከአ የሆኑትን ቁጥራቸውን ወደ ሁለት ሁለት በመቀነስ) ብታሰጥሩ በእናንተ ላይ ኃጢአት የለም። ከሐዲያን ለእናንተ በእርግጥ ግልጽ ጠላቶች ናቸውና።

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ الْكُفْرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿٣١﴾

102. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ) በጦርነት ላይ በመካከላቸው በሆንክና ሶላትን ለእነርሱ ባሰገድካቸው ጊዜ ከእነርሱ አንዱ ቡድን ካንተ ጋር ይቁም። መሰሪያዎቻቸውንም ይያዙ። ሱጁድ ባደረጉ ጊዜ ከበስተኋላችሁ ይሁኑ። ከዚያም እነዚያ ቡድኖች ወደ ግንባር ይሂዱና ያልሰገዱት ሌሎች ቡድኖች ይምጡ። ከዚያም ካንተ ጋር ይስገዱ። ጥንቃቄያቸውንና መሰሪያዎቻቸውንም ይያዙ። እነዚያ በአላህ የካዱት ከትጥቅና ስንቃችሁ ብትዘናጉና በአንድ ጊዜ ቢወሯችሁ ይመኛሉ። ዝናብ አውኩችሁ ወይም በሽተኛ ሆናችሁ ትጥቃችሁን ብታስቀምጡ በእናንተ ላይ ኃጢአት የለባችሁም። ጥንቃቄ አድርጉ። አላህ ለካሐዲያን ሁሉ አዋራጅን ቅጣት አዘጋጀ።

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ مَظْرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٢﴾

103. ሶላትንም በፈጸማችሁ (በጨረሳችሁ) ጊዜ ቆማችሁ፣ ተቀምጣችሁና በጎኖቻችሁም ተጋድማችሁ አላህን አውሱ። በተረጋጋችሁ ጊዜ ግን ሶላትን ደንቧን አሟልታችሁ ስገዱ። ሶላት በአማኞች ላይ በጊዜያት የተወሰነች ግዴታ ናትና።

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَفُجُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿٣٣﴾

104. ሰዎቹንም ከመፈለግ አትስነፉ። ስትቆስሉ የምትታመሙ ብትሆኑም እናንተ እንደምትታመሙ ሁሉ እነርሱም ይታመማሉ። እናንተ ግን እነርሱ የማይከጅሉትን ከአላህ ትከጅላላችሁ። አላህም ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው።

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِعَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٤﴾

105. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በሰዎች መካከል አላህ ባሳወቀህ ልትፈርድ ወደ አንተ መጽሐፉን በእውነት አወረድን። እናም ለከዳተኞች ተከራካሪ አትሁን።

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا ﴿٣٥﴾

106. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህን ምህረት ለምነው። አላህ መሀሪና አዛኝ ነውና።
 وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٦﴾

107. ለእነዚያ ነፍሶቻቸውን ስለሚያታልሉት ሰዎች አትከራከር። አላህ ከዳተኛንና ኃጢአተኛን ሰው አይወድምና።
 وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَآنًا أَيْمًا ﴿١٠٧﴾

108. ከሰው ደይበቃሉ። አላህ በዕውቀቱ ከእነርሱ ጋር ሲሆን ከንግግር የማይወደውን ነገር በልቦቻቸው በሚያሳድሩ ጊዜ ከእርሱ አይደበቁም። አላህ በሚሰሩት ሁሉ በእውቀቱ ከባቢ ነውና።
 يَسْتَحْفُونَ مِنَ آلِثَّانِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾

109. እነሆ እናንተ እነዚያ በቅርቢቱ ሕይወት ውስጥ ከእነርሱ ተከራከራችሁ። በትንሳኤ ቀን አላህን ስለ እነርሱ የሚከራከርላቸው ማን ነው? ወይስ ለእነርሱ ሀላፊ የሚሆን ማን ነው?
 هَآأَنْتُمْ هَآؤَآءَ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيَلًا ﴿١٠٩﴾

110. መጥፎ ነገር የሚሰራ ወይም ነፍሱን የሚበድልና ከዚያም ተጸጽቶ አላህን ምህረት የሚለምን ሁሉ አላህን መሀሪና አዛኝ ሆኖ ያገኘዋል።
 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾

111. ኃጢአት የሚሰራም የሚሰራው ጥፋት ጉዳት በራሱ ላይ ብቻ ነው። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነውና።
 وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾

112. ኃጢአትን ወይም ወንጀልን የሚሰራና ከዚያም በእርሱ ንጹሀን የሚሰድብ ቅጥፈትንና ግልጽ ኃጢአትን በቁርጥ ተሸከመ።
 وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾

113. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የአላህ ችሮታና እዝነቱ ባንተ ላይ ባልነበረ ኖሮ ከእነርሱ የሆነ ቡድኖች ሊያሰሱቱህ ባሰቡ ነበር። ነፍሶቻቸውን እንጂ ሌላ አያሰሱቱም። በምንም አይጎዱም። አላህ ባንተ ላይ መጽሐፍንና ጥበብን አወረደ። የማታውቀውን ሁሉ አስተማረህ። የአላህ ችሮታ ባንተ ላይ ታላቅ ነው።
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتِ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

114. ከውይይቶቻቸው መካከል በምጽዋት ወይም በበጎ ስራ ወይም በሰዎች መካከል በማስታረቅ ከሚያዙ ሰዎች ውይይት በስተቀር በብዙው ውይይት ውስጥ ደግ ነገር የለበትም። ይህንንም የተባለውን የአላህን ውይይት በመፈለግ ለሚሰራ ሁሉ ታላቅ ምንዳን እንሰጠዋለን።
 *لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّحْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اتِّبَعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

115. ቅኑ መንገድ ለእርሱ ከተገለጸት በኋላ መልዕክተኛውን የሚቃረንና ከምዕመናኖቹ መንገድ ሌላ የሆነን የሚከተል ሁሉ በመረጠው ጥመት ላይ
 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُضَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

እንተወዋለን። ወደ ገሀነምም እናስገባለን። መመለሻይቱም ገሀነም ከፋች።

116. አላህ በእርሱ ማጋራትን ፈጽሞ አይምርም። **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾**

117. ከእርሱ ሌላ እንስት ጣኦታትን እንጂ አይገዙም። አመጸኞች ሰይጣንንም እንጂ ሌላን አይገዙም። **إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾**

118. አላህም የረገመውን (እንዲህ) ያለውንም ሰይጣን እንጂ አይከተሉም። «ከባሮችህ የተወሰነን ድርሻ በእርግጥ እይዛለሁ።» **لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوسًا ﴿١١٨﴾**

119. «በእርግጥ አጠማቸዋለሁ። ከንቱን ምኞትም አስመኛቸዋለሁ። አዛቸውምና የእንስሶችን ጀሮዎች ይተለትላሉ። አዛቸውምና የአላህን ፍጥረት ይለውጣሉ።» (ያለውን ይከተላሉ።) ከአላህ ሌላ ሰይጣንን ረዳት አድርጎ የሚይዝ ግልጽ ኪሳራን በእርግጥ ከሰረ። **وَلَأَصْلَبَنَّهُمْ وَلَأَمْتَبِنَهُمْ وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلَيَبْتَكِنَنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلَيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾**

120. የማይፈጽመውን ከንቱ ተስፋ ይሰጣቸዋል። ያስመኛቸዋልም። ሰይጣን ለማታለል እንጂ ቃል አይገባላቸውም። **يَعِدُّهُمْ وَيُمْتَبِنُهُمْ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾**

121. እነዚያ የመጨረሻ መኖሪያቸው ገሀነም ናት። ከእርሷም መሸሻን አያገኙም። **أُولَٰئِكَ مَا مَأْوَهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُجْدُونَ عَنْهَا مَخِيصًا ﴿١٢١﴾**

122. እነዚያ በአላህ ያመኑትና በጎ ስራዎችን የሰሩ ሁሉ በስራቸው ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገነቶች ዘላለም በውስጣቸው ዘወታሪዎች ሲሆኑ እናስገባቸዋለን። አላህ እውነተኛን ተስፋ ሰጣቸው። በንግግርም ከአላህ ይበልጥ እውነተኛ ማን ነው? **وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾**

123. ነገሩ በምኞታችሁና በመጽሐፍ ሰዎች ምኞት አይደለም። መጥፎን የሚሰራ ሁሉ በእርሱ ይመነዳል። ለእርሱም ከአላህ ሌላ ጠባቂን ረዳትንም አያገኙም። **لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾**

124. ከወንድ ወይም ከሴት አማኝ ሆነው ከበጎ ስራዎች አንድንም ነገር የሚሰሩ ገነት ይገባሉ። በተምር ፍሬ ላይ ያለችን ነጥብ ያክል እንኳን አይበደሉም። **وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبْرًا ﴿١٢٤﴾**

125. መልካም ሰሪ ሆኖ ፊቱን ለአላህ ከሰጠና የኢብራሂምን መንገድ ቀጥተኛ ሲሆን ከተከተለ ሰው ይበልጥ ሃይማኖቱ ያማረ ማን አለ? አላህ ኢብራሂምን ፍጹም ወዳጅ አድርጎ ያዘው።

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

126. በሰማያትና በምድር ያለው ነገር ሁሉ የአላህ ነው። አላህ በነገሩ ሁሉ በእውቀት ከባቢ ነው።

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾

127. (መልዕክተኞችን ሙሉመድ ሆይ) ስለ ሴቶች ጉዳይ ይጠይቁሃል። «አላህ ስለነሱ ይነግራችኋል። ያም በመጽሐፍ ውስጥ በእናንተ ላይ የሚነበበው ሲሆን በእነዚያ ከውርስ የተደነገገላቸውን ድርሻ በማትሰጧቸው ሴቶችና ልታገቧቸው በማትፈልጉት የቲሞች ሴቶች ይህንን እንዳታደርጉ፤ ህፃናት ለሆኑትም ደካሞች መብታቸውን እንድትሰጡ፤ ለየቲሞች በትክክል እንድትቆሙ ይነገራችኋል።» በላቸው። ከበጎም ስራ የሆነን ማንኛውንም ስራ ብትሰሩ አላህ እርሱን አዋቂ ነው።

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتْلَىٰ النِّسَاءَ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلنِّسَاءِ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

128. ሴት ልጅ ከባላ ጥላቻን ወይም ከእርሷ ፊቱን ማዘፋን ብታውቅ እና ከዚያ በመካከላቸው እንደገና ቢስማሙ በሁለቱ ላይ ኃጢአት የለባቸውም። መታረቅ መልካም ነው። ነፍሶች ሁሉ ንፍገት ተጣለባቸው። (ባሎች ሆይ!) መልካም ነገር ብትሰሩና ብትጠነቀቁ ግን አላህ በምትሰሩት ነገር ሁሉ ውስጠ አዋቂ ነው።

وَإِنْ أُمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

129. (ባሎች ሆይ!) በሁለትና ከዚያ በላይ በሆኑ ሴቶች መካከል ምንም እንኳን ብትጓዙ በፍቅር ለማስተካከል አትችሉም። ሆኖም እንደተገጠሙላች (ገመድ) አድርጋችሁ ትተዋት ዘንድ ወደምትወዷት ሴት ሙሉ መዘንበልን አትንዘንበሉ። ብታበጁና ብትጠነቀቁ አላህ መሀሪና አዛኝ ነው።

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

130. ባልና ሚስት በመሀከላቸው በተፈጠረው ችግር ቢለያዩ አላህ ሁሉንም በችሮታው ያብቃቃቸዋል። አላህ ችሮታው ሰፊና ጥበበኛ ነው።

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كِلَا مِّن سَعَتِيَّهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

131. በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የአላህ ነው። እነዚያንም ከበፊታችሁ መጽሐፍ የተሰጡትን እናንተንም አላህን ፍሩ በማለት በእርግጥ አዘዘን። ብትክዱም በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የአላህ ነው አትጎዱትም። አላህ በራሱ ተብቃቂና ምስጋን ነው።

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾

132. በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የአለህ ብቻ ነው። መመኪያነትም በአለህ በቃ።
 وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٢﴾

133. (እናንተ ሰዎች ሆይ!) አለህ ቢሻ ያስወግዳችሁና ሌሎችን በቦታችሁ ላይ ይተካል። አለህም በዚህ ላይ ቻይ ነው።
 اِنْ يَّمْسَا يُمْدَحْكُمۡ اٰتِيهَا النَّاسُ وَ يٰٓاٰتِ الْاٰخِرِيۡنَ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيۡرًا ﴿١٣٣﴾

134. የቅርቢቱን አለም ምንዳ የሚፈልግ ሁሉ አለህ ዘንድ የቅርቢቱና የመጨረሻይቱ ምንዳ አለ። አለህ ሁሉን ሰሚ እና ሁሉን ተመልካች ነውና።
 مَن كَانَ يُرِيۡدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنۡدَ اللّٰهِ ثَوَابٌ اَلۡدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ كَانَ اللّٰهُ سَمِيۡعًا بَصِيۡرًا ﴿١٣٤﴾

135. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! በነፍሶቻችሁ ወይም በወላጆችና በቅርብ ዘመዶች ላይ ቢሆንም እንኳ በትክክል ለፍትህ ቋሚዎች ለአለህ መስከረዎች ሁኑ። ሀብታም ወይም ድሃ ቢሆንም አለህ ከእነርሱ ለእናንተ ይበልጥ ተገቢ ነው። እንዳታዳሉም ዝንባሌን አትከተሉ። ምስክርን ብታጣምሙ ወይም መመስከርን ብትተው አለህ በምትሰሩት ነገር ላይ ሁሉ ውስጠ አዋቂ ነው።
 * يٰٓاٰتِيهَا الَّذِيۡنَ ءٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوٰمِيۡنَ يٰۤاَلۡقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمۡ اَوْ اَلۡوَالِدِيۡنَ وَ الْاَقْرَبِيۡنَ اِنْ يَكُنۡ عَنِيۡنَا اَوْ قَعِيۡرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِمَا فَلَآ تَتَّبِعُوۡا الْهَوٰى اَنْ تَعۡدِلُوۡا وَاِنْ تَلَوۡا اَوْ تَعۡرَضُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرًا ﴿١٣٥﴾

136. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! በአለህና በመልዕክተኛው በዚያ በመልዕክተኛው ላይ ባወረደው መጽሐፍም ከዚያ በፊትም ባወረደው መጽሐፍ እመኑ። በአለህ፣ በመላዕክቱ፣ በመጽሐፍቱ፣ በመልዕክተኞቹና በመጨረሻውም ቀን የካይ ሁሉ ከእውነት የራቀን መሳሳት በእርግጥ ተሳሳተ።
 يٰٓاٰتِيهَا الَّذِيۡنَ ءٰمَنُوۡا ءٰمَنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ وَاَلۡكُتُبِ الّٰتِيۡ اُنۡزِلَ عَلٰى رَسُوۡلِهٖ وَاَلۡكُتُبِ الّٰتِيۡ اُنۡزِلَ مِنْ قَبۡلُ وَاَمِّنۡ بِكُفۡرِ بِاللّٰهِ وَ مَلَٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رَسُوۡلِهٖ وَ الۡيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيۡدًا ﴿١٣٦﴾

137. እነዚያ ያመኑና ከዚያም የካዱ ከዚያም ያመኑ ከዚያም የካዱ ከዚያም ክህደትን የጨመሩ አለህ ለእነርሱ የሚምራቸውና ቅኑን መንገድም የሚመራቸው አይደሉም።
 اِنَّ الَّذِيۡنَ ءٰمَنُوۡا ثُمَّ كَفَرُوۡا ثُمَّ ءٰمَنُوۡا ثُمَّ كَفَرُوۡا ثُمَّ اٰزٰدُوۡا كُفۡرًا لَّمۡ يَكُنۡ اللّٰهُ لِيَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَلَا لِيَهۡدِيَهُمۡ سَبِيۡلًا ﴿١٣٧﴾

138. አስመሳዮችን ለእነርሱ አሳማሚ ቅጣት ያላቸው መሆኑን አብስራቸው።
 بَشِيۡرِ الْمُنٰفِقِيۡنَ بِاَنَّ لَهُمۡ عَذَابًا اَلِيۡمًا ﴿١٣٨﴾

139. እነዚያ ከአማኞች ሌላ ከተዲያንን ወዳጆች አድርገው የሚይዙ ሰዎች እነርሱ ዘንድ ልቅናን ይፈልጋሉን? ልቅና ሁሉ ለአለህ ብቻ ነው።
 الَّذِيۡنَ يَتَّخِذُوۡنَ الْكٰفِرِيۡنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوۡنِ الْمُؤْمِنِيۡنَ اٰيۡتَتُوۡعُوۡنَ عِنۡدَهُمُ الْعِرَٰةَ فَاِنَّ الْعِرَٰةَ لِلّٰهِ جَمِيۡعًا ﴿١٣٩﴾

140. በእናንተ ላይ በመጽሐፍ ውስጥ የአለህን አናቅጽ በእርሷ ሲካድባት በእርሷም ሲላገጥባት በሰማችሁ ጊዜ በሌላ ወሬ ውስጥ እስከሚገቡ ድረስ ከእነርሱ ጋር አትቀመጡ ማለትን በእርግጥ አወረደ። እናንተ ያን ጊዜ ቢጮያቸው ናችሁና። አለህ
 وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِي الْكُتُبِ اَنْ اِذَا سِئِمۡتُمْ عَابَتِ اللّٰهُ يُكۡفِرۡ بِهَا وَيُسۡتَهۡزَأُ بِهَا فَلَآ تَقۡعُدُوۡا مَعَهُمۡ حَتّٰى يَخۡرُجُوۡا مِنْ حَدِيۡثِ عَرۡصَتِهٖ اِنَّكُمۡ اِذَا مِتۡلَهُمۡ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيۡنَ وَ الْكٰفِرِيۡنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيۡعًا ﴿١٤٠﴾

አስመሳዮችንም ከሓዲያንንም በገሀነም ውስጥ ሰብሳቢ ነውና።

141. እነዚያ (አስመሳዮች) በእናንተ ላይ የጊዜ መዘዋወርን የሚጠበቁ ናቸው። ለእናንተም ከአላህ የሆነ አሸናፊነት ሲኖራችሁ «ከናንተ ጋር አልነበርንምን?» ይላሉ። ለከሓዲያን እድል ሲኖር ደግሞ «ከአሁን በፊት እኛ በእናንተ ላይ አልተሸምንባችሁምና (አልተውናችሁምን?) ከአማኞች አደጋስ አልከለከልናችሁምን?» ይላሉ። አላህ በትንሳኤ ቀን በመካከላችሁ ይፈርዳል። አላህ ለከሓዲያን በአማኞች ላይ መንገድን በፍጹም አያደርግም።

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنْ اللَّهِ فَالُوا أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْتَمِمْ بِيَوْمِ الْيَقِينَةِ وَلَنْ يُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

142. አስመሳዮች አላህን ያታልላሉ። እርሱም አታላያቸው ነው። ወደ ሰላትም በቆሙ ጊዜ ታካቾችና ሰዎችን የሚያሳዩ ሆነው ይቆማሉ። አላህንም ጥቂትን እንጂ አያውሱም።

إِنَّ الْمُتَنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

143. በዚህ መካከል ወላዎቻችሁ ሆነው ይታያሉ። ወደ እነዚህም ወደ እነዚያም አይደሉም። አላህም ያሳሳተውን ለእርሱ የቅንነት መንገድን በፍጹም አታገኝላትም።

مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

144. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ከአማኞች ሌላ ከሓዲያንን ወዳጆች አድርጋችሁ አትያዙ። ለአላህ በእናንተ ላይ ግልጽ ማስረጃዎችን ልታደርጉት ፈልጋላችሁን?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾

145. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አስመሳዮች በእርግጥ ከእሳት በታችኛዎ አዘቅት ውስጥ ናቸው። እናም ለእነርሱ ረዳትን አታገኝላቸዉም።

إِنَّ الْمُتَنَفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

146. እነዚያ የተመለሱና ስራቸውን ያሳመሩ በአላህ የተጠበቁ ሃይማኖታቸውንም ለአላህ ፍጹም ያደረጉት ሲቀሩ። እነዚያስ ከአማኞች ጋር ናቸው። ለአማኞችም አላህ ታላቅን ምንዳ በእርግጥ ይሰጣል።

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

147. ብታመሰግኑና ብታምኑ አላህ እናንተን በመቅጣት ምን ያደርጋል? አላህም ወረታን መላሽ አዋቂ ነው።

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَعَٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

148. አላህ በክፉ ንግግር መጮህን ከተበደለ ሰው ጩኸት በስተቀር አይወድም። አላህ ሁሉን ሰሚ እና ሁሉን አዋቂ ነውና።

*لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْخَهْرَ بِالْسَوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

149. ደግ ነገርን ብትገልጹ ወይም ብትደብቁት ወይም ከመጥፎ ነገር (በደል) ይቅርታ ብታደርጉ አላህ ይቅር ባይ እና ቻይ ነው።

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

150. እነዚያ በአላህና በመልዕክተኞቹ የሚከዱ፤ በአላህና በመልዕክተኞቹም መካከል መለዋወጥን የሚፈልጉና «በከፊሉ እናምናለን በከፊሉ ደግሞ እንክዳለን» የሚሉ ሁሉ በዚህ መካከል መንገድን ሊይዙ የሚፈልጉ፤

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾

151. በእውነቱ እነዚያ ከሐዲያን እንርሱው ናቸው። ለከሐዲያንም አዋራጅን ቅጣት አዘጋጅተናል።

أُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾

152. እነዚያ በአላህና በመልዕክተኞቹ ያመኑ፤ ከእንርሱም መካከል በአንዱም ያልለዩ ሰዎች እነዚያ ምንዳዎቻቸው በእርግጥ ይሰጣቸዋል። አላህ መሀሪና አዛኝ ነውና።

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

153. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የመጽሐፍ ባለቤቶች እንርሱ ላይ ከሰማይ መጽሐፍን እንድታወርድ ይጠይቁሃል። ከዚህም የከበደን ጥያቄ ከዚህ በፊት ሙሳን በእርግጥ ጠይቀዋል። «አላህን በግልጽ አሳየን።» ብለዋል። በበደላቸውም ምክንያት ሙሳን ለቅ ያዘቻቸው። ከዚያም ተዓምራት ከመጡላቸው በኋላ ወይፈኑን አምላክ አድረገው ያዙ። ከዚያ ያንን ይቅር አልን። ሙሳንም ግልጽ ስልጣን ሰጠው።

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَعَاءَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾

154. በቃል ኪዳናቸው ምክንያት የጡር ተራራን ከበላደቸው አነሳን። ለእንርሱም «ደጃፍን ስትገቡ አጎንብሳችሁ ግቡ።» አልን። ለእንርሱም «በሰንበት ቀን ትዕዛዝን አትላለፉ።» አልን። ከእንርሱም ከባድን ቃል ኪዳን ያዘን።

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾

155. ቃል ኪዳናቸውን በማፍረሳቸው፤ በአላህ አናቅጽ በመከዳቸው፤ ነብያትን ያለ አግባብ በመግደላቸውና «ልቦቻችን ሽፍን ናቸው።» በማለታቸውም ምክንያት ረገምናቸው። በእውነቱ በክህደታቸው ምክንያት አላህ በእርሷ ላይ አተመ። ስለዚህ ጥቂትን እንጂ አያምኑም።

فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَعِيرَ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾

156. በመከዳቸውም በመርየም ላይ ከባድ ቅጥፈትን በመናገራቸው ምክንያት ረገምናቸው።

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتٰنًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾

157. «እኛ የአላህ መልዕክተኛ የመርዖም ልጅ አል መሲህ ዒሳን ገደልን።» በማለታቸውም ረገምናቸው። አልገደሉትም። አልሰቀሉትምም። ግን የተገደለው ሰው ለእነርሱ በዒሳ ተመሰለባቸው። እነዚያ በእርሱ ጉዳይ የተለያዩት በእርሱ መገደል በመጠራጠር ውስጥ ናቸው። ጥርጣሬን ከመከተል በስተቀር በእርሱ ነገር ምንም እርግጠኛ እውቀት የላቸውም። በእርግጥም አልገደሉትም።

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾

158. ይልቁንስ አላህ ወደ እርሱ አነሳው። አላህም አሸናፊና ጥበበኛ ነው።

بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

159. ከመጽሐፍ ባለቤቶች መካከልም ከነብዩ ዒሳ ሞት በፊት በነብዩ ዒሳ በእርግጥ በትክክል የሚያምን እንጂ አንድም የለም። በትንሳኤ ቀንም ዒሳ በእነርሱ ላይ መስከረ ይሆናል።

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهِ مِنْ قَبْلِ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

160. ከእነዚያ ከአይሁዳውያን መካከል በፈጸሙት በይልና ሰዎችን ከአላህ መንገድ በብዙ በመከላከላቸው ምክንያት ለእነርሱ ተፈቅደው የነበሩ ጣፋጮች ምግቦችን እርም አደረግንባቸው።

فَيُظْلَمُونَ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

161. ከእርሱ በቁርጥ የተከለከሉ ሲሆኑ አራጣን በመያዛቸውና የሰዎችን ገንዘቦች ያለ አግባብ በመብላታቸውም ምክንያት የተፈቀደላቸውን እርም አደረግንባቸው። ከእነርሱም መካከል ለከሐዲያን አሳማሚ ቅጣት አዘጋጀን።

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

162. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ግን ከእነርሱ ውስጥ በእውቀት የጠለቁት ክፍሎችና ትክክለኛ ምዕመናኖቹ ባንተ ላይ በተወረደውና ካንተ በፊት በተወረደው መጽሐፍ ያምናሉ። ሰላትንም ደንቡን ጠብቀው ሰጋጆቹ፣ ዘካንም ሰጪዎቹ በአላህና በመጨረሻው ቀንም ትክክለኛ አማኞቹን እነዚያ ታላቅ ምንዳን በእርግጥ እንሰጣቸዋለን።

لَكِنَّ الرِّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

163. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እኛ ወደ ኑህና ከእርሱ በኋላ ወደ ነበሩት ነብያት መልዕክታችንን እንዳወረድን ሁሉ ወደ አንተም ቁርአንን አወረድን። ወደ ነብዩ ኢብራሂም፣ ወደ ነብዩ ኢስማኢልም፣ ወደ ነብዩ ኢስሃቅም፣ ወደ ነብዩ የዕቆብም፣ ወደ ነገዶችም፣ ወደ ነብዩ ዒሳም፣ ወደ ነብዩ አዩብም፣ ወደ ነብዩ ዩስብም፣ ወደ ነብዩ ሃሩንና ወደ ነብዩ ሱለይምን አወረድን። ለነብዩ ዳውድም ዘቡርን ሰጠነው።

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالْتَّيِّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ ﴿١٦٣﴾

164. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከዚህም በፊት በአንተ ላይ በእርግጥ የተረከናቸውን መልዕክተኞች ባንተ ላይም ያልተረከናቸውንም መልዕክተኞች እንደላክን ሁሉ አንተን ላክንህ። አላህ ነብዩ ሙሳንም ማነጋገርን አነጋገረው።

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ
مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾

165. ከመልዕክተኞች በኋላ ለሰዎች በአላህ ላይ ምንም አስረጃ እንዳይኖራቸው አብሳሪዎችና አስፈራሪዎች አድርገን መልዕክተኞችን ላክን። አላህ ሁሉን አሸናፊ፤ ጥበበኛ ነው።

رُسُلًا مُبْتَلِينَ وَمُنذِرِينَ لئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ
عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

166. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ ግን ባንተ ላይ ባወረደው ቁርአን ይመሰክራል። በእውቀቱ አወረደው። መላዕክቱም ይመሰክራሉ። መስከረብንም በአላህ ብቻ በቃ።

لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ
الْكِتَابِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ
شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

167. እነዚያ በአላህ የካዱና ከአላህ መንገድም ሰዎችን ያገዱ ሰዎች ከእውነት የራቀን መሳሰት በእርግጥ ተሳሳቱ።

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾

168. እነዚያ የካዱና የበደሉ አላህ የሚሞራቸውና ቅን መንገድን የሚመራቸው አይደሉም።

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ
لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾

169. ግን በውስጡ ለዘልዓለም ዘወታሪዎች ሲሆኑ የገሀነምን መንገድ ይመራቸዋል። ይህም በአላህ ላይ ገር ነው።

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

170. እናንተ ሰዎች ሆይ! መልዕክተኛው እውነትን ከጌታችሁ አመጣላችሁ። እናም ባመጣው እመኑ ለእናንተ የተሻለ ይሆናል። በአላህ ብትከዱም እሱን (ቅንጣት) አትጎዱትም። በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የአላህ ነው። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው።

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرُّسُولُ بِالْحَقِّ
مِنْ رَبِّكُمْ فَتَأْمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ
تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

171. እናንተ የመጽሐፍ ባለቤቶች ሆይ! በሃይማኖታችሁ ወሰንን አትለፉ። በአላህም ላይ እውነትን እንጂ አትናገሩ። የመርየም ልጅ አል መሲህ ዒሳ የአላህ መልዕክተኛ ወደ መርየም የጣላት የሁን ቃሉና ከእርሱ የሆነ መንፈስ ብቻ ነው። በአላህና በመላዕክተኞቹ እመኑ። «አማልክት ሰስት ናቸው።» አትበሉ። ተከልከሉ። ለእናንተ የተሻለ ይሆናል። አላህ አንድ አምላክ ብቻ ነው። ለእርሱም ልጅ ያለው ከመሆን የጠራ ነው። በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የእርሱ ብቻ ነው። መመኪያነትም በአላህ በቃ።

يَتَأَهَّلِ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ
الْقَوْلَى إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ
إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ
وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى
بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

172. አል መሲህ ለአላህ ባሪያ ከመሆን ፈጽሞ አይጸዩም። ቀራቢዎች የሆኑ መላዕክትም እንዲሁ

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ
وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ

ለአላህ ባሪያ ከመሆን ፈጽሞ አይጸዩፈም። ወደ አላህ እርሱን ከመገዛት የሚጸዩፈና የሚከሩ ሁሉ አላህ ሁሉንም ወደ እርሱ በእርግጥ ይሰበስባቸዋል።

عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسِيحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿٧٣﴾

173. እነዚያ በአላህ ያመኑና መልካም ተግባራትን የሰሩትን ምንዳዎቻቸውን ይሞላላቸዋል። ከችሮታውም ይጨምርላቸዋል። እነዚያን የተጸዩፈትና የኮሩትን ግን አሳማሚውን ቅጣት ይቀጣቸዋል። ከአላህ ሌላ ለእነርሱ ዘመድና ረዳት አያገኙም።

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٧٣﴾

174. እናንተ ሰዎች ሆይ! ከንታችሁ ዘንድ በእርግጥም አስረጅ መጣላችሁ። ወደ እናንተም ገላጭ የሆነን ብርሃንን (ቁርአንን) አወረድን።

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿٧٤﴾

175. እነዚያማ በአላህ ያመኑና በእርሱ የተጠበቁ ሰዎች ከእርሱ በሆነው እዝነትና ችሮታ ውስጥ እርግጥ ያስገባቸዋል። ወደ እርሱም ቀጥተኛ መንገድን ይመራቸዋልም።

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿٧٥﴾

176. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ይጠይቁሃል: «ወላጆችና ልጅ ሳይኖረው በሚወረስ ሚች ሰው ጉዳይ አላህ ይነግራችኋል።» በላቸው። ልጅ የሌለው ሰው ቢሞትና ለእርሱ እህት ብትኖረው ለእርሷ ከተወው ንብረት ግማሽ አላት። እርሱም ለእርሷ ልጅ የሌላት እንደሆነች በሙሉ ይወርሳታል። ሁለት እህቶች ወይም ከሁለት በላይ ቢሆኑ ግን ከተወው ንብረት ከሶስት ሁለት እጅ አላቸው ። ወንድሞችና እህቶች ወንዶችና ሴቶች ቢሆኑ ደግሞ ለወንድ የሁለት ሴቶች ድርሻ ያህል አለው ። አላህ እንዳትሰሳቱ ህግጋትን ለእናንተ ያብራራል ። አላህ በነገሩ ሁሉ አዋቂ ነውና።

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا أَثْتَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

ሱረቱ አል-ማኢዳህ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ቃልኪዳኖቻችሁን ሙሉ:: በእናንተ ላይ የሚነበበው ብቻ ሲቀር የግመል፤ የከብት፤ የበግና የፍጹል እንስሳት ተፈቅዶላችኋል:: በሐጅ ስራ ላይ ሆናችሁ አውሬ ማደንን እንደ ተፈቀደ ሳትቆጥሩ የሚበሉት የዱር እንስሳትም ተፈቅደውላችኋል:: አላህ የሚፈልገውን ሁሉ ነገር ይፈርዳልና::

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْبَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَبْرَ مِحْلٍ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٠﴾

2. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህ ምልክቶች ይሆኑ ዘንድ የከለከላቸውን ነገሮች የተፈቀዱ አታድርጉ:: የተከበረውንም ወር በውስጡ ጦርነትን በማካሄድ አትድፈሩት:: ወደ መካ የሚነዱትን የመስዋዕት እንስሳትና የሚታበቱባቸውን ገመዶች፤ ከጌታቸው ችሮታንና ውዴታን ፈልገው ወደ ተከበረው ቤት አሳቢዎችንም በክፉ አትንኳቸው:: የሐጅን ስራ ፈጽማችሁ ባጠናቀቃችሁ ጊዜ የዱር አውሬዎችን እንደልባችሁ አድኑ:: ከተከበረው መስጊድ ስለከለከሏችሁ ሰዎችን መጥላታችሁ በእነርሱ ላይ ወሰንን እንድታልፉና ፍትህን እንድታዘቡ አይገፋፉችሁ:: በበጎ ተግባርና አላህን በመፍራት እርስ በእርስ ተባብሩ:: ኃጢአትና ወሰንን በማለፍ ግን አትተባብሩ:: አላህን በትክክል ፍሩ:: አላህ ቅጣተ ብርቱ ነውና::

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَسْهُرَ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَايِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتِغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَن صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٠١﴾

3. (ስዎች ሆይ!) በክት፤ ደም፤ የአሳማ ስጋ፤ ሲታረድ ከአላህ ስም ሌላ የተወሰነበት እንስሳት፤ ታንቃ የሞተች፤ ተደብድባ የተገደላች፤ ተንከባላ የሞተች፤ በቀንድ ተወግታ የሞተችና አውሬ የበላት ከእነዚህ በሕይወት ላይ እያሉ ደርሳችሁ ያረዳችሁት ብቻ ሲቀር ለጣዖታት የታረደና በአዝላም እድልን መፈለጋችሁ በእናንተ ላይ እርም ተደረገ:: እነዚህ ከላይ የተዘረዘሩትን መፈጸም አላህን ማመጽ ነው:: ዛሬ እነዚያ በአላህ የካዱት ከሀይማኖታችሁ ተስፋ ቆረጡ:: ስለዚህ አትፍሩዎቸው:: ይልቁን እኔን ብቻ ፍሩኝ:: ዛሬ ሃይማኖታችሁን ሞላሁላችሁ:: ጸጋየንም በእናንተ ላይ ፈጸምኩ:: ለእናንተም በሃይማኖትነት ኢስላምን ወደድኩላችሁ:: በርሀብ ወቅት ወደ ኃጢአት ያዘነበለ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدمُ وَالْحَمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُيْعَ عَلَى النَّصْبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَلْزَلَمِ ذَلِكَمُ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَيسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ

ሳይሆን እርም የሆኑትን ነገሮች ለመብላት የተገደደ ሰው ሁሉ ለሕይወቱ ማቆያ ያህል ቢበላ ምንም ችግር የለበትም። አላህ መሀሪና አዛኝ ነውና።

عَبَّرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنَّمِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

4. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ! ሙስሊሞች) ምን ምን እንደተፈቀደላቸው ይጠይቁሃል። «ለእናንተ መልካሞች ሁሉ እና እነዚያም አላህ ካሳወቃችሁ አሰልጣኞች ሆናችሁ ያስተማራችኋቸው አዳኞች ውሾች ያደኑት ሁሉ ተፈቀደላችሁ።» በላቸው። አላህ ካስተማራችሁ እውቀት ታስተምሯችሁላችሁ። ከያዙላችሁ ነገር ብሉ። የአላህንም ስምም አውሱብት። አላህን ፍሩ። አላህ ምርመራው ፈጣን ነውና።

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

5. (አማኞች ሆይ!) ዛሬ መልካም ነገሮች ለእናንተ ተፈቀዱ። የእነዚያ መጽሐፍን የተሰጡ ሰዎች ምግብም (እርድ) ለእናንተ የተፈቀደ ነው። ምግባችሁም ለእነርሱ የተፈቀደ ነው። ከምዕመናት ሴቶችም ጥብቆቹ፤ ከእነዚያ ከናንተ በፊት መጽሐፍን ከተሰጡ ህዝቦች ሴቶችም መካከል ጥብቆቹ፤ ዝሙተኞችና የሚስጥር ወዳጅ ያዢዎች ሳትሆኑ መሀሪቻቸውን በሰጣችኋቸው ጊዜ ልታገቧቸው የተፈቀዱ ናቸው። በአላህ ካሙን በኋላ ከእምነቱ ወደ ክህደት የሚመለስ ሁሉ በእርግጥ ስራው ተበላሽ። በመጨረሻም ቀን ከከሳሪዎች ነው።

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

6. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ወደ ሰላት ለመግባት ባሰባችሁ ጊዜ ፊቶቻችሁንና እጆቻችሁን እስከ ክርኖቻችሁ ድረስ እጠቡ። ራሶቻችሁንም በውሃ አብሱ። እግሮቻችሁን እስከ ቁርጫምጫሚዎች እጠቡ። ጅናባ ከሆናችሁ ሙሉ ገላችሁን ታጠቡ። በሽተኞች ወይም በጉዞ ላይ ብትሆኑ ወይም ከናንተ አንዳችሁ ከዓይነ ምድር ቢወጣ ወይም ሴቶችን ብትነኩና (የግብር ስጋ ግንኙነት ብትፈጽሙና) ውሃን ባታገኙ በንጹህ የምድር አፈር ተይሙም አድርጉ። ከዚያም ከእርሱ ፊቶችሁንና እጆቻችሁን አብሱ። አላህ በእናንተ ላይ ምንንም ችግር ሊያደርግ አይሻምና። ይልቁንም አላህን ታመሰግኑት ዘንድ ሊያጠራችሁና ጸጋውን በእናንተ ላይ ሊሞላ ይፈልጋል።

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْفِرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّن حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَسِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

7. በእናንተ ላይ የለገሰውን የአላህን ጸጋና ያንንም «ሰምተናል ታዘናልም» ባላችሁ ጊዜ ያጠበቀባችሁን ቃል ኪዳንን አስታውሱ። አላህንም ፍሩ። አላህ በልቦች ውስጥ ያለውን ሁሉ አዋቂ ነው።

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيقَاتَهُ الَّتِي وَاتَّقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

8. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ለአላህ የቆማችሁ ቀጥተኞች በትክክል መስካሪዎች ሁኑ። ሕዝቦችንም መጥላታችሁ ላለማስተካከል አይገፋፋችሁ ፍትሀዊ ሁኑ። ማስተካከል ለአላህ ፍራቻ በጣም የቀረበ ነው። አላህን ፍሩ። አላህ የምትሰሩትን ሁሉ ውስጠ አዋቂ ነው።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُوفُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

9. እነዚያ በአላህ ያመኑና በጎ ስራዎችን የሰሩ ሁሉ (አላህ ገነትን ቃል ገባላቸው።) ለእነርሱ ምህረትና ታላቅ ምንዳ አላላቸው።

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٩﴾

10. እነዚያ በአላህ የካዱና በአናቅጻችን ያስተባበሉ ሁሉ የእሳት ጓዶች ናቸው።

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٠﴾

11. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ሕዝቦች እጆቻቸውን ለጥቃት ወደ እናንተ ሊዘረጉ ባሰቡና እጆቻቸውን ከናንተ ላይ በከለከላላችሁ ጊዜ ለእናንተ የዋለላችሁን ጸጋ አስታውሱ። አላህንም ፍሩ። አማኞች በአላህ ላይ ብቻ ይመኩ።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هُمْ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

12. አላህ የኢስራኢል ልጆችን የጠበቀ ቃል ኪዳን በእርግጥ ያዘባቸው። ከእነርሱም መካከል አስራ ሁለት አለቆችን አስነሳን። አላህም አላቸው። «ከእናንተ ጋር ነኝ። ሰላትን ደንቡን ጠብቃችሁ ብትሰግዱ፤ ግዴታ ምጽዋትንም በትክክል ብትሰጡ፤ በመልዕክተኞቼም በሙሉ ብታምኑና በሚያደርጉት ትግል ብትረዷቸው፤ ለአላህ መልካም ብድርን ብታበድሩ ታጢአቶቻችሁንም አብስላችኋለሁ። ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው ገነቶችም በእርግጥ አስገባችኋለሁ። ከዚህ በኋላ ከናንተ መካከል በአላህ የካደ ግን ከቀጥተኛው መንገድ ተሳሳተ።»

*وَلَقَدْ اٰخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرٰٓءِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَفِثِيًّا وَقَالَ اللَّهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اٰقَمْتُمْ الصَّلٰوةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَرْتُمْهُمُ وَاَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا كُفْرٰنَ عَنْكُمْ سِيَّآتِكُمْ وَلَا دَخَلَتْكُمْ جَنَّتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٢﴾

13. ቃል ኪዳናቸውን በማፍረሳቸው ረገምናቸው። ልቦቻቸውንም ደረቆች አደረግን። ቃላትን ከቦታዎቻቸው ይለውጣሉ። ከታዘዙትም ነገር ከፊሉን ተው። (መልዕክተኞችን ሙሉም ሆይ!) ከእነርሱም ጥቂቶቹ ሲቀሩ ካዳትን ከማየት አትወገድም። ለእነርሱ ይቅርታ አድርግ።

فِيْمَا تَقْضِيهِمْ مِّمَّتَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَلْسِيَةً يَجْرِفُوْنَ اَلْكَلِمَةَ عَنِ مَوَاضِعِهَا وَنَسُوْا حَظًا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خٰٓئِنَةٍ مِنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ فَاَعْفُ عَنْهُمْ وَاَصْفَحْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣﴾

እገፋቸውም። አላህ መልካም ሰሪዎችን ሁሉ ይወዳልና።

14. ከእነዚያም «እኛ ክርስቲያኖች ነን» ካሉት ክፍሎች መካከል የጠበቀ ቃል ኪዳናቸውን ያዝን። ሆኖም ከታዘዙበት ነገር ከፈሉን ተው። ስለዚህም እስከ ትንሳኤ ቀን ድረስ በመካከላቸው ጠብንና ጥላቻን ጣልንባቸው። አላህም ይሰሩት የነበሩትን ሁሉ ይነግራቸዋል።

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

15. እናንተ የመጽሐፍ ባለቤቶች ሆይ! ከመጽሐፍ መካከል ትሸሽጉት ከነበራችሁት ነገር ብዙውን ለእናንተ የሚገልጽ ብዙውንም የሚተው ሲሆን መልዕክተኛችን ሙሐመድ መጣላችሁ። ከአላህ ዘንድም ብርሃንና ገላጭ የሆነ መጽሐፍ መጣላችሁ።

يٰۤأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

16. አላህ ውዴታውን የተከተሉትን ሁሉ የሰላምን መንገዶች በእርሱ ይመራበታል። በፈቃዱም ከጨለማዎች ወደ ብርሃን ያወጣቸዋል። ወደ ቀጥተኛውም መንገድ ይመራቸዋል።

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

17. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ «አላህ ማለት የመርየም ልጅ አልመሲህ ነው።» ያሉ ሰዎች ሁሉ በእርግጥ በአላህ ካዱ። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «አላህ የመርየምን ልጅ አልመሲህንና እናቱን እንደዚሁም በምድር ያለን ፍጡር ሁሉ ለማጥፋት ቢሻ ከአላህ ማዳን የሚችል ማን ነው? የሰማያትና የምድር የመካከላቸውም ንግስና የአላህ ብቻ ነው። የሚፈልገውን ይፈጥራል። አላህ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነውና።» በላቸው።

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْكَ الْغَمِيمَ أَوْ السَّمَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

18. አይሁድና ክርስቲያኖች «እኛ የአላህ ልጆችና ወዳጆች ነን።» አሉ። «ታዲያ በኃጢአቶቻችሁ ለምን ይቀጥቻላችኋል? አይደላችሁም። እናንተ ከፈጠራቸው መካከል የሆናችሁ ሰዎች ናችሁ። አላህ ለሚሻው ይምራል። የሚሻውን ይቀጣል። የሰማያትና የምድር በመካከላቸውም ያለው ሁሉ ንግስናው የአላህ ብቻ ነው። መመለሻም ወደ እርሱ ብቻ ነው።» በላቸው።

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَبُوهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

19. እናንተ የመጽሐፍ ሰዎች ሆይ! «አብሳሪና አስፈራሪ አልመጣልንም።» እንዳትሉ መልዕክተኞቻችን በተቋረጡበት ጊዜ መመሪያዎችን የሚያብራራ ሆኖ መልዕክተኛችን ሙሐመድ በእርግጥ መጣላችሁ። አብሳሪና አስፈራሪም

يٰۤأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

በእርግጥ መጣላችሁ። አላህ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ ነው።

20. ሙሳም ለሕዝቦቹ ባለ ጊዜ አስታውሱ፡- «ሕዝቦቼ ሆይ! አላህን በእናንተ ላይ የዋለውን ጸጋ አስታውሱ፡ በውስጣችሁ ነገሶችን ባይረገ፤ ነገስታትም ባይረጋችሁና ከአለማት ህዝብ ለአንድም ያልሰጠውን ችሮታ በሰጣችሁ ጊዜ ።

وَاذْ قَالِ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلْ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَاَتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٠﴾

21. «ሕዝቦቼ ሆይ! ያችን አላህ ለእናንተ ያደረጋችን የተቀደሰችውን መሬት ግቡ። ወደ ኋላችሁም አትመለሱ። ከሰሪዎች ሆናችሁ ትመለሳላችሁና» (ባሉ ጊዜ የሆነውን አስታውሱ)።

يٰقَوْمِ اذْكُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَاَلَّا تَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾

22. «ሙሳ ሆይ! በእርሷ ውስጥ ሀያላን ህዝቦች ስላሉ ከእርሷ እስከሚወጡ ድረስ ፈጽሞ አንገባችም። ከወጡ ግን ገቢዎች ነን።» አሉ።

قَالُوْا يٰمُوسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبّٰرِيْنَ وَاِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِن يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

23. ከእነዚያ አላህን ከሚፈሩትና አላህ ጸጋውን ከለገሰላቸው ሰዎች መካከል ሁለት ሰዎች «በእነርሱ በሀያሎቹ ላይ በሩን ግቡ። በገባችሁ ጊዜ እናንተ አሸናፊዎች ናችሁ። ትክክለኛ አማኞችም እንደሆናችሁ በአላህ ላይ ብቻ ተመኩ።» አሏቸው።

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخٰفُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا اذْكُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاَنْتُمْ عَلَيْهِمْ وَعَلٰى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

24. «ሙሳ ሆይ! እነርሱ በውስጧ እስካሉ ድረስ ፈጽሞ ምንጊዜም አንገባም። ስለዚህ አንተና ጌታህ ሂዱና ተዋጉ። እኛ እዚህ ተቀማጭች ነን።» አሉ።

قَالُوْا يٰمُوسٰى اِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا اَبَدًا مَا دَامُوا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَفَتِيْلًا اِنَّا هُنٰمَآ فَعٰدُوْنَ ﴿٢٤﴾

25. ሙሳም «ጌታዬ ሆይ! እኔ ራሴንና ወንድሜን እንጂ ማንንም ለስገድድ አልችልም። ስለዚህ በእኛና በአመጸኞቹ ሕዝቦች መካከል ተገቢ ፍርድህን ስጥ።» አለ።

قَالَ رَبِّ اِنِّىٓ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاٰحٰى فَاَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

26. አላህም፡ «ያኛ የተቀደሰችው መሬት በእነርሱ ላይ ለአርባ አመት ያህል እርም ናት። በምድረ በዳ ይንከራተታሉ። (ሙሳ ሆይ!) በአመጸኞችም ሕዝቦች ላይ አትዘን።» አለው።

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيهُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

27. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በእነርሱ ላይ የአደምን ሁለት ልጆች ወሬ (ማለትም) ሁለቱም ቁርባን ባቀረቡና አላህ ከአንደኛቸው ቁርባኑን ተቀብሎ ከሌላው ባልተቀበለበት ጊዜ የሆነውን ታሪክ አንብብላቸው። ተቀባይነት ያጣው ወንድሙን «እገድልሃለሁ።» አለው። (የተዛተበትም) አለ፡ «አላህ የሚቀበለው እኮ ከጥንቁቆቹ ብቻ ነው።

* وَاَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اٰنَبٰى اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبٰنًا فَتَقَبَّلَ مِنْ اٰحَدِهِمَا وَاَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ الْاٰخَرِ قَالَ لَاقْتُلْتَكَ قَالَ اِنَّمَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٧﴾

28. «ልትገድለኝ እጅህን ወደ እኔ ብትዘረጋ እንኳን እኔ ልገድልህ እጄን ወደ አንተ የምዘረጋ አይደለሁም። እኔ የአለማቱን ጌታ አላህን እፈራለሁና።
 لَيْنَ بَسَطَتْ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

29. «እኔ በኃጢአቴና በኃጢአትህ ወደ ጌታህ ልትመለስና ከእሳት ጓዶች አንዱ ልትሆን እሻለሁ። ይህም የበደለኞች ቅጣት ነው።» አለ።
 إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِيمَانِي وَأُشْرِكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

30. ነፍሱም ወንድሙን መግደሉ አስቻላትና(አስዋቦችላት) ገደለው። ከከሳሪዎችም ሆነ።
 فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٣٠﴾

31. ዘንድ አላህ መሬትን የሚጮር ቁራ ላከለት የወንድሙን ሬሳ እንዴት እንደሚቀጠር ሊያሳየው። «ወይኔ የወንድሜን ሬሳ እቅጠር ዘንድ እንደዚህ ቁራ መሆን እንኳን አቃተኝን?» አለ። ከዚያም ከጸጸተኞች ሆነ።
 فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سُوءَ أَخِيهِ قَالَ يُؤْتِلْنِي أَعْجَازُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِي سُوءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾

32. በዚህ ምክንያት በኢስራኢል ልጆች ላይ «አንዲትን ንጹህ ነፍስን (ያልገደለችን) ወይም በምድር ላይ ምንንም ያለጠፋችን ነፍስ የገደለ ሁሉ ሰዎችን ሁሉ እንደገደለ ነው። አንዲትን ነፍስ ህያው ያደረጋችም ሰዎችን ሁሉ ህያው እንዳደረገ ነው።» ማለትን ደነገግን። መልዕክተኞቻችንም ግልጽን ተዐምራት አምጥተውላቸዋል። ከዚህም በኋላ ከእነርሱ ብዙዎቹ በምድር ላይ ወሰንን አላፈዎቻችን ናቸው።
 مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

33. የእነዚያ አላህንና መልዕክተኛውን የሚዋጉ፤ በምድርም ላይ ለጥፋት የሚንቀሳቀሱ ሁሉ ቅጣት መገደል ወይም መሰቀል ወይም እጆቻቸውን እግሮቻቸውን በማፈራረቅ መቆረጥ ወይም ከሀገር መባረር ነው። ይህ ቅጣት ለእነርሱ በቅርቢቱ ዓለም ውርደት ነው። በመጨረሻይቱም ዓለም ከባድ ቅጣት አለባቸው።
 إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاؤٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

34. (ሙስሊሞች ሆይ!) (ይህ ተግባር የሚፈጸመው) እነዚያ በእነርሱ ላይ ከመቻላችሁ በፊት የተጸጸቱት ሲቀሩ (ነው)፤ አላህም መሀሪና አዛኝ መሆኑን እወቁ።
 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

35. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህን ፍሩ። ወደ እርሱም የሚያቀርባችሁን ነገር ሁሉ ፈልጉ። ትድኑ ዘንድም በእርሱ መንገድ ላይ ብቻ ታገሉ።
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

36. እነዚያ የካዱት በምድር ላይ ያለ ነገርን ሁሉ እና ከርሱ ጋርም መሰሉ ተጨምሮላቸው ከትንሳኤ ቀን ቅጣት ነፃ ለመሆን እርሱን ቤዛ ቢሰጡ እንኳን ተቀባይነት አያገኙም። ለእነርሱም አሳማሚ ቅጣት አለባቸው። ﴿٣٦﴾

37. ከእሳት ሊወጡ ይፈልጋሉ። እነርሱ ግን ሁልጊዜም ከእርሷ ወጪዎች አይደሉም። ለእነርሱ ዘውታረ ቅጣት አለባቸው። ﴿٣٧﴾

38. የወንድ ሌባንና የሴት ሌባን ለሰሩት ወንጀል ከአላህ የሆነ መቀጫ ሲሆን እጆቻቸውን ቁረጡ። አላህ ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ ነው። ﴿٣٨﴾

39. ከበደለ በኋላ የተጸጸተና ስራውን ያሳመረ ሁሉ አላህ ጸጸቱን ይቀበለዋል። አላህ መሀሪና አዛኝ ነው። ﴿٣٩﴾

40. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ የሰማያትና የምድር ንግስና የእሱ ብቻ መሆኑን አላወቅን? የሚሻውን ሰው ይቀጣል። ለሚሻውም ሰው ይምራል። አላህም በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነው። ﴿٤٠﴾

41. መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ! እነዚያ ወደ ክህደት የሚቻኩሉ ሆነው ልቦቻቸው ሳያምኑ በአፎቻቸው ብቻ «አመንን» ካሉት አስመሳዮችና ከእነዚያም አይሁዶቹ አያሳዝኑህ። እነርሱ ውሸትን ብቻ አድማጮች ናቸውና። ገና ወደ አንተ ላልመጡ ለሌሎች ሕዝቦች አድማጮች ናቸው። ንግግሮችንም ከስፍሮቻቸው ወደ ሌላ በመቀየር መልዕክት ያጣምማሉ። «ይህንን የተጣመመውን ከተሰጣችሁ ያዙት። ካልተሰጣችሁም ተጠንቀቁ።» ይላሉ። አላህ መፈተንን የሚሻበትን ሰው ሁሉ ለእርሱ ከአላህ ለመከላከል ፍጹም አትችልም። እነዚያ ማለት አላህ ልቦቻቸውን ማጥራትን ያልሻላቸው ሰዎች ናቸው። ለእነርሱም በቅርቢቱ ዓለም ውርደት አለባቸው። ለእነርሱ በመጨረሻይቱ ዓለምም ሌላ ከባድ ቅጣት አለባቸው። ﴿٤١﴾

42. እነርሱ ውሸትን አድማጮች፤ እርም የሆኑ ነገሮችን በላተኞች ናቸው። እናም ለዳኝነት ወደ አንተ ዘንድ ከመጡ በመከላቸው በትክክል ፍረድ። ወይም ተዋቸው። ብትተዋቸው በምንም አይጎዱሁም። ከፈረድክ ግን በመከላቸው በትክክል ፍረድ። አላህ በትክክል ፈራጆችን ይወዳልና። ﴿٤٢﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَا هُمْ يُبْرَأُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّصِيبٌ ﴿٣٦﴾

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٧﴾

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

*يَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهَرِ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَآخْضِكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَصُرُّوكَ سُبيًّا وَإِن

حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٣﴾

43. እነርሱ ዘንድ በውስጡ የአላህ ፍርድ ያለባት ተውራት እያለ እንዴት ያስፈርዱሃል? ከዚያ በኋላ ይሸሻሉ። እነዚያ በፍጹም ትክክለኛ አማኞች አይደሉም።

44. ተውራትን በውስጡ ለሰዎች መመሪያና ብርሃን ያለባት ሲሆን አወረድነው። እነዚያ ትዕዛዙን የተቀበሉት ነብያት በአይሁዳውያን ላይ በእርሱ ይፈረዳሉ። ሊቃውንቱና አዋቂዎቹም ከአላህ መጽሐፍን እንዲጠብቁ በተደረጉትና በእርሱ ላይ መስካሪዎቹ በመሆናቸው እንዲሁ በሱ ይፈረዳሉ። እናም ሰዎችን አትፍሩ። እኔን ብቻ ፍሩኝ። በአንቀጾቹም አነስተኛን ዋጋ አትለውጡ አትግዙ። እነዚያ አላህ ባወረደው መመሪያ ያልፈረዱ ሁሉ ከሓዲያን ማለት እነርሱው ናቸው።

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوهُمْ وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيتِيائِي مَمْنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

45. በእነርሱም ላይ በውስጡ ነፍስን በነፍስ፤ አይንን በአይን፤ አፍንጫን በአፍንጫ፤ ጆሮን በጆሮ፤ ጥርስን በጥርስ፤ ይያዛል። ቁስሎችንም ማመሳሰል አለባቸው ብለን ደነግግን። ይህንን መብቱን ይቅር ያለ ሁሉ እርሱ ለኃጢአቱ ማሰረዣው ነው። አላህ ባወረደው መመሪያ የማይፈረዱ ሁሉ እነዚያ በደላኞቹ ማለት እነርሱ ናቸው።

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ لَتَأْكُلَنَّ مِنَ الْبَشَرِ الْأَلْفَيْنِ وَنَبَوْنَا إِلَهُ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ يَبْكُونَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَاصِفَةَ لِكُلِّ دِينٍ جَزَاءٌ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ لَا يُرْتَابُونَ ﴿٤٥﴾

46. በነብያቶች ፈለግ ላይ የመርዋምን ልጅ ዲሳን በስተፊቱ ያለውን ተውራትን አረጋጋጭ ሲሆን አስከተልን። ኢንጅልም በውስጡ ቀጥተኛ መመሪያና ብርሃን ያለበት በስተፊቱ ያለውን ተውራትን የሚያረጋግጥ ለጥንቁቆቹም መሪና ገሳጭ ሲሆን ሰጠው።

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَعَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾

47. የኢንጅል ባለቤቶች በውስጡ አላህ ባወረደው ህግ ይፍረዱ። አላህ ባወረደው የማይፈረዱ አመጸኞች ማለት እነርሱው ናቸው።

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

48. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከበፊቱ የነበረውን መጽሐፍ አረጋጋጭና በእርሱ ላይ ተጠባባቂ አድርገን ባንተ ላይ ቁርአንን አወረድን። እናም በመካከላቸው አላህ ባወረደው ህግ ፍረድ። እውነቱ ከመጣልህ በኋላ ዝንባሌዎቻቸውን

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ بَعْضِهِمْ إِنَّمَا يَبْتَغُونَ الْفِتْنَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٨﴾

አትከተል። ለሁላችሁም ህግንና መንገድን አደረግን። አላህ በፈለገ ኖሮ አንድ ሕዝብ ባደረጋችሁ ነበር። ግን በሰጣችሁ ሕግጋት ሊሞክሩችሁ ነው ለእያንዳንዳችሁ መንገዶችን ያደረገው። እናም በጎ ስራዎችን ለመስራት ተሸቀዳደሙ። የሁላችሁም መመለሻ ወደ አላህ ብቻ ነው። ከዚያ በኋላ ስርዓቶችን የነበራችሁትን ነገር እውነታ ይነግራችኋል።

تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٩﴾

49. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በመካከላቸው አላህ ባወረደው ህግ ፍረድ እንጂ ፈላጎቶቻቸውን አትከተል። አላህ ወደ አንተ ካወረደው ከከፊሉ እንዳያሳስቱህ ተጠንቀቃቸው ማለትን አወረድን። ከውሳኔው እምቢ ብለው ቢዘፍጹም አላህ የሚሻው በከፊሉ ኃጢአታቸው ሊቀጣቸው መሆኑን እወቅ። ከሰዎቹ ብዙዎቹም አመጸኞች ናቸው።

وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْنَا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٥٩﴾

50. ለመሆኑ የመሀይምነትን ፍርድ ይፈልጋሉን? ለሚያረጋግጡ ህዝቦች ሁሉ ከአላህ ይበልጥ ፍርዱ ያማረ ማን ነው?

أَفَحُكْمَ الْجَهْلِیَّةِ یَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ یُؤْفُونَ ﴿٦٠﴾

51. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አይሁድንና ክርስቲያኖችን ረዳቶች አታድርጓቸው። ከፊላቸው ለከፊሉ ረዳቶች ናቸውና። ከናንተ ውስጥ እነርሱን ረዳቶቹ (ወዳጆቹ) የሚያደርጋቸው ከእነርሱው ነው። አላህ አመጸኞችን ህዝቦች አያቀናም።

*يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَأِنَّهُ مِنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٦١﴾

52. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያን በልቦቻቸው ውስጥ የንፍቅና በሽታ ያለባቸውን ሰዎች «የጊዜ መለዋወጥ እንዳያገኘን እንፈራለን።» የሚሉ ሆነው አይሁድን ለመርዳት ሲቻከሉ ታያቸዋለሁ። አላህ ድል መቀዳጀትን ወይም ከእርሱ ዘንድ የሆነን ነገር ሊያመጣና ከዚያ በነፍሶቻቸው ውስጥ በደበቁት ነገር ተጻፀፉት እንደሚሆኑ ይከጀላል።

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَنْ نُصِيبَنَّ دَابِرَةً فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنفُسِهِمْ تَدْمِينَ ﴿٦٢﴾

53. እነዚያ ያመኑት ሰዎች «እነዚያ <ከናንተ ጋር ነን> ብለው የጠነከረ መሀላቸውን በአላህ የማሉት እነዚህ ናቸውን?» ይላሉ። ስራዎቻቸውም ተበላሹ። ከሰራዎችም ሆኑ።

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٦٣﴾

54. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ከእናንተ ውስጥ ከሃይማኖቱ ወደ ክህደት የሚመለስ ሁሉ አላህ በእርሱ ስፍራ የሚወዳቸውና የሚወዱትን

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ

وَيُحِبُّونَهُ ۗ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ أُلُومَةً لَّآيِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

በምዕምናን ላይ ትሁቶች፤ በከላዲያን ላይ ሆላን፤ የሆኑትንና በአላህ መንገድ የሚታገሉን የወቃሽንም ወቀሰ የማይፈሩ ህዝቦችን ያመጣል። ይህ የአላህ ችሮታ ነው። ለሚሻው ሰው ይሰጠዋል። አላህ ችሮታው ሰፊ ሁሉንም አዋቂ ነው።

55. (አማኞች ሆይ!) ረዳታችሁ አላህና መልዕክተኛው እንደዚሁም እነዚያ በአላህ ያመኑት ናቸው። እነርሱ ማለት እነዚያ ሰላትን በደንቡ የሚሰግዱ እነርሱም (ለአምልኮ) የሚያገነብሱ ሆነው ምጽዋትን የሚሰጡ ናቸው።

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

56. አላህን፤ መልዕክተኛውንና እንደዚሁ እነዚያ በአላህ ያመኑትን ሰዎች የሚወዳጅ (ከአላህ ጭፍሮች ይሆናል።) የአላህ ጭፍሮች ደግሞ አሸናፊዎቹ ናቸው።

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

57. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ከእነዚያ ከበፊታችሁ መጽሐፉን ከተሰጡትና ከእነዚያ ሃይማኖታችሁን መሰለቁያና መጫዎቻ ካደረጉት ከላዲያን መካከል ወዳጆች አታድርጉ። ትክክለኛ አማኞች እንደሆናችሁ አላህን ብቻ ፍሩ።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

58. (ሙስሊሞች ሆይ!) ወደ ሰላት በጠራችሁም ጊዜ ጥረዋን መሰለቁያና መጫዎቻ ያደርጓታል። ይህ እነርሱ የማይስተውሉ ህዝቦች በመሆናቸው ነው።

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

59. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «የመጽሐፉ ባለቤቶች ሆይ! በአላህና ወደኛ በተወረደው በፊትም በተወረደው ለማመናችን አብዛኞቻችሁም አመጸኞች ለመኾናችሁ እንጅ (ሌላን ነገር) ከኛ ትጠላላችሁን?» በላቸው።

قُلْ يَتَأْتِي هَٰلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّا ۗ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ ۗ وَأَنَّا كَاتِبُونَ ﴿٥٩﴾

60. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «አላህ ዘንድ ቅጣቱ ከዚህ ሁሉ የከፋን ነገር ልንገራችሁን?» በላቸው። እርሱም «አላህ የረገማቸውና በእነርሱም ላይ የተቆጣጠሩ ናቸው። ከመካከላቸውም ዝንጃሮዎችና ከርከሮዎች ያደረጋቸው ጣዖትንም የተገዙ ሰዎች ሃይማኖት ነው። እነዚያ በጣም በከፋ ስፍራ ናቸው። ከቀጥተኛውም መንገድ በጣም የተሰሰቱ ናቸው።»

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنَ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَصَىٰ عَلَيْهِ وَجَعَٰلٍ مِّنْهُمُ الْقَرَدَةُ وَالْحَنَازِيرُ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ ۗ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

61. (አማኞች ሆይ!) ወደ እናንተ በመጡ ጊዜ ከክህደት ጋር ሁነው የገቡ ከእርሱ (ከክህደቱ) ጋር ሁነውም የወጡ ሲሆኑ ልክ እንደናንተ «አምናናል»

وَإِذَا جَاءَهُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾

ይላሉ:: አላህ ያንን ይደብቁት የነበረውን ነገር ሁሉ ጠንቅቆ አዋቂ ነው::

62. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነርሱ ብዙዎቹን በኃጢአትና በበደል እርምጃም የሆነ ለመብላት ሲጣደፉ ታያቸዋለህ:: ይሰሩት የነበረው በጣም ከፋ! وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

63. ቀሳውስቱና ሊቃውንቱ ከኃጢአት ንግግራቸውና እርምጃን ከመብላታቸው አይከለክሏቸውም ናቸው? ይሰሩት የነበረው በጣም ከፋ! لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْأَثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

64. አይሁድ «የአላህ እጅ የታሰረ ነው::» አሉ:: እጆቻቸው ይታሰሩ:: ባሉትም ነገር ይረገሙ:: ይልቁንም የአላህ ሁለቱም እጆቹ የተዘረጉ ናቸው:: እንደፈለገ ይለግሳል:: (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከኃታህ ወደ አንተ የተወረደው ቁርአን ከእነርሱ መካከል ለብዙዎቹ ትዕቢትንና ክህደትን በእርግጥ ይጨምርባቸዋል:: በአይሁድ መካከል ጠብንና ጥላቻን እስከ ትንሳኤ ቀን ድረስ አደረግን:: ለጦር እሳትን ባቀጣጠሉ ቁጥር አላህ ያጠፋባቸዋል:: በምድር ውስጥ ለማበላሸት ይሮጣሉ:: አላህም አበላሸችን ሁሉ አይወድም:: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلِعِنَّا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُعْفَيْنًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

65. የመጽሐፍ ባለቤቶች ባመኑና በተጠነቀቁ ናድ ከእነርሱ ኃጢአቶቻቸውን በእርግጥ ባበስንና የመጠቀሚያ ገነቶችን በእርግጥ ባስገባናቸው ነበር:: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَرَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلُوا فَنُصَبِّحُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِالْأَشْجَارِ وَأَسْأَلُ الْأَشْجَارَ أَتَشْفَعُونَ أَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ آيَاتٍ ۚ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلُوا فَنُصَبِّحُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِالْأَشْجَارِ وَأَسْأَلُ الْأَشْجَارَ أَتَشْفَعُونَ أَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ آيَاتٍ ۚ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلُوا فَنُصَبِّحُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِالْأَشْجَارِ وَأَسْأَلُ الْأَشْجَارَ أَتَشْفَعُونَ أَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ آيَاتٍ ۚ

66. እነርሱ ተውራትንና ኢንጂልን ከኃታቸው ወደ እነርሱ የተወረደውን መጽሐፍ በሰሩበት ናድ ከበላያቸውና ከእግሮቻቸው ስር በተመገቡ ነበር:: ከእነርሱ መካከል ትክክለኛ ህዝቦች አሉ:: ከእነርሱ መካከል ብዙዎቹ ግን የሚሰሩት ነገር ከፋ! وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

67. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከኃታህ ወደ አንተ የተወረደውን ቁርአን አድርስ:: ይህን ባትሰራ ግን የኃታህን መልዕክቱን አላደርስክም:: አላህም ከሰዎች (ተንኮል) ይጠብቅሃል:: አላህ ከሐዲያን ሕዝቦችን አያቀናም:: *يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

68. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እናንተ የመጽሐፍ ባለቤቶች ሆይ! ተውራትን፤ ኢንጂልን እና ከኃታችሁ ወደ እናንተ የተወረደውን ቁርአንን እስከምትሰሩባቸው ድረስ በምንም ላይ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ

አይደለችሁም።» በላቸው፡፡ ከጌታህ ወደ አንተ የተወረደው ቁርኣን ከእነርሱ ብዙዎቹን ትዕቢትንና ክህደትን በእርግጥ ይጨምርባቸዋል፡፡ በካሐዲያን ሀዝቦች ላይ አትዘን።

إِنَّكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

69. እነዚያ ሥመኑ፤ አይሁዳዊያን፤ ሳቢያኖችና ክርስቲያኖች ከእነርሱ መካከል በአላህና በመጨረሻው ቀን በትክክል ሥመኑና መልካምን የሰሩ ሁሉ በእነርሱ ላይ ስጋት የለባቸዉም። አይተክዙም።

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالتَّوَسُّطَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

70. የኢስራኢል ልጆች የጠበቀ ቃል ኪዳን በእርግጥ ያዝንባቸው፡፡ ወደ እነርሱም መልዕክተኞችን ላክን፡፡ ነፍሶቻቸው በማትወደው ነገር መልዕክተኛ በመጣላቸው ቁጥር ከፊሉን አስተባበሉ፡፡ ከፊሉንም ይገድላሉ፡፡

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾

71. በእነርሱ ላይ ፈተና አለመኖሩን ጠረጠሩምና ታወሩ ደነቆሩም፡፡ ከዚያም አላህ ከእነርሱ ላይ ጸጸትን ተቀበለ፡፡ ከዚያም ከእነርሱ ብዙዎቹ እንደገና ታወሩ ደነቆሩ፡፡ አላህ የሚሰሩትን ሁሉ ተመልካች ነው፡፡

وَحَسِبُوا أَنَّا لَنَكُونُ فَتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٧١﴾

72. እነዚያ «አላህ እርሱ የመርዮም ልጅ አልመሰህ ነው።» ያሉ በእርግጥ በአላህ ካዱ፡፡ አል መሰህም አለ፡- «የኢስራኢል ልጆች ሆይ! ጌታዬንና ጌታችሁን አላህን ብቻ ተገዙ፡፡ እነሆ በአላህ የሚያጋራ ሰው ሁሉ አላህ በእርሱ ላይ ገነትን በእርግጥ እርም አደረገ፡፡ መኖሪያዎም እሳት ናት፡፡ ለበዳዩችም ምንም ረዳቶች የሏቸዉም፡፡

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

73. እነዚያ «አላህ የሰስት ሰስተኛ ነው።» ያሉ በእርግጥ ሁሉ ካዱ፡፡ ከአምላክም አንድ አምላክ ብቻ እንጂ ሌላ አምላክ የለም፡፡ ከሚሉትም ነገር ካልተከለከሉ እነዚያን የካዱትን ሁሉ አሳማሚ ቅጣት በእርግጥ ይነካቸዋል፡፡

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

74. ለመሆኑ እንደነዚህ አይነቶች ወደ አላህ አይመለሱምና ምህረትን አይለምኑትምን? አላህ መሀሪና አዛኝ ነው፡፡

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾

75. የመርዮም ልጅ አልመሰህ ከበሬቱ ብዙ መልዕክተኞች የቀደሙት መልዕክተኛ እንጂ ሌላ አይደለም፡፡ እናቱም በጣም እውነተኛ አማኝ ናት፡፡ ሁለቱም ምግብን የሚበሉ ነበሩ፡፡ (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አናቅጽን ለካሐዲያን እንዴት

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَأَنَّا بِبَكْلَانَ الْأَطْعَامِ أَنْظَرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظَرُ أَنِّي يُؤْفِكُونَ ﴿٧٥﴾

እንደምናብራራና ከዚያ እነርሱ ከእውነት እንዴት እንደሚመለሱ ተመልከት።

76. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ከአለህ ሌላ ለእናንተ መጉዳትንና መጥቀምን የማይችልን ትገዛላችሁን? አለህ እርሱ ሁሉን ሰሚና ሁሉን አዋቂ ነው።» በላቸው።
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾

77. (መልዕክተኛች ሙሐመድ ሆይ!) «እናንተ የመጽሐፍ ባለቤቶች ሆይ! በሃይማኖታችሁ ከእውነት ውጭ ወሰንን አትለፉ። ፊትም የተሰሳቱትንና ብዙዎቹን ህዝቦች ያሰሳቱትን ከቀጥተኛው መንገድም አሁን የተሰሳቱትን ህዝቦች ከንቱ ዝንባሌዎች (ስሜቶች) አትከተሉ።» በላቸው።
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصْلُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

78. ከኢስራኢል ልጆች መካከል እነዚያ በአለህ የካዱት በዳውድና በመርያም ልጅ ዒሳ አንደበት ተረገሙ። ይህም የአለህን ትዕዛዝ በመጣሳቸውና ወሰን የሚያልፉ በመሆናቸው ነው።
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾

79. ይሰሩት ከነበረው መጥፎ ነገር አይከላከሉም ነበር። ይሰሩት የነበረው ነገር በእርግጥ ከፋ!
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

80. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነርሱ ብዙዎቹን ከእነዚያ ከካዱት ጋር ሲወዳጁ ታያለህ። በእነርሱ ላይ አለህ በመቆጣቱ ለእነርሱ ነፍሶቻቸው ያስቀደሙት ስራ በጣም ከፋ። እነርሱም በቅጣቱ ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው።
تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خَلِيلُونَ ﴿٨٠﴾

81. በአለህና በነቢዩ ወደርሱም በተወረደው ቁርኣን የሚያምኑ በኩኑ ኖሮ ወዳጆች አድርገው ባልያዙባቸው ነበር። ግን ከእነርሱ ብዙዎቹ አመጸኞች ናቸው።
وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا نَزَّلَ إِلَيْهِ مَا تَخْتَذُونَ أُولَئِكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَنَسِفُونَ ﴿٨١﴾

82. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አይሁድና እነዚያ በአለህ ያጋሩት ለእነዚያ ላሙኑት በጣላትነት ከሌሎች ሁሉ የበረቱ ሆነው ታገኛቸዋለህ። ከእነርሱ መካከል እነዚያ «እኛ ክርስቲያኖች ነን።» ያሉትን ደግሞ ለእነዚያ ላሙኑት በወዳጅነት ይበልጥ የቀረቧቸው ሆነው ታገኛቸዋለህ። ይህም ከእነርሱ መካከል ቀሰውስትና መነኮሳት በመኖራቸውና እነርሱም የማይከሩ በመሆናቸው ነው።
*لَتَجِدَنَّ أُمَّةً أَلَّتْ سَعْدَۃً لَلَّذِينَ لَلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لَلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيْكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيْيسِيْنَ وَرَهْبَانًا وَآنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

83. ወደ መልዕክተኛው የተወረደውን ቁርኣን በሰሙ ጊዜ እውነቱን ከመረዳታቸው የተነሳ ዓይኖቻቸው እንባን ሲያፈሱ ታያለህ። ይላሉም፡ «ንታችን ሆይ! ባንተ አምናልና ከመስከሪዎች ጋር ያፈን።
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ

الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَكْتُبْنَا مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿٨٢﴾

84. «ጌታችን ከመልካም ሰሪዎች ጋር ገነትን ሊያስገባን የምንከፋፈል ስንሆን በአላህና ከእርሱ በመጣልን እውነት ሁሉ የማናምንበት ምን ምክንያት አለን?» (ይላሉ።)

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ
الصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾

85. እናም ባሉት ምክንያት አላህ በስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገነቶችን በውስጣቸው ዘወታሪዎች ሲሆኑ መነዳቸው። ይህም የባህሪ ሰሪዎች ዋጋ ነው።

فَأَنْبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتٍ تَجْرَى مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

86. እነዚያም የካዲና በአናቅጾችን ያስተባበሉ ሁሉ የእስት ዳዶች ናቸው።

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٥﴾

87. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህ ለእናንተ የፈቀደላችሁን ጣፋጮች በራሳችሁ ላይ እርም አታድርጉ። ወሰንንም አትለፉ። አላህ ወሰን አላፈዎችን ሁሉ አይወድምና።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْزَمُوا طَيِّبَاتٍ مَا
أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٦﴾

88. (ሙስሊሞች ሆይ!) አላህ ከሰጣችሁ ሲሰይ የተፈቀደ ጥሩ ሲሆን ብሉ። ያንን ያመናችሁበት ጌታችሁን አላህንም ፍሩ።

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٧﴾

89. (ሙስሊሞች ሆይ!) አላህ ከመሀሎቻችሁ መካከል በውድቁ አይዘችሁም። ባሰባችሁበት መሀላ ግን ይይዘችኋል። እናም መሀላዎችን ባፈረሳችሁ ጊዜ ማሰረዣው ቤተሰቦቻችሁን ከምትመግቡት ከመካከለኛው ምግብ ለአስር ሚስኪኖች ማብላት ወይም እነርሱን ማልበስ ወይም የአንዲትን ባሪያ ጫንቃን ነፃ ማውጣት ነው። ከተባሉት አንዱንም ያለገኘ ሰስት ቀናትን መፃም ብቻ ነው። ይህ በማላችሁና መሀላዎቻችሁን ባፈረሳችሁ ጊዜ ማሰረዣው ነው። መሀላዎቻችሁንም ጠብቁ። ልክ እንደዚሁ አላህ ለእናንተ አናቅጽን ያብራራል። እናንተም ልታመሰግኑት ይከፈላልና።

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَرْتُمُوهِنَّ إِعْطَاكُمْ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ
مَا تَنْطَعُمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرِ
رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ
كَفَّرُهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٨﴾

90. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! የሚያሰክር መጠጥ፤ የቀማር ጫዎታ፤ ጣፖታትን መገዛት እና አዝላምም ከሰይጣን ስራ የሆነ እና እርኩስ ተግባር ብቻ ናቸው። ትድኑ ዘንድም ራቁት።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٨٩﴾

91. ሰይጣን የሚፈልገው በሚያሰክር መጠጥና በቀማር አማካኝነት በመካከላችሁ ጠብንና ጥላቻን ሊጫርና አላህን ከማውሳትና ከስግደት ሊያግዳችሁ

إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيُبْذَبَكُمْ

ናቸው ነው። ታዲያ እናንተ ከእነዚህ ነገሮች ተከልካዩች ናችሁን?
 مَن تَهْتَكُونَ ﴿٣١﴾

92. (ሙስሊሞች ሆይ!) አላህን ብቻ ታዘዙ። መልዕክተኛውንም ታዘዙ። ተጠንቀቁ። ብትሸሹም በመልዕክተኛችን ላይ ያለበት በግልጽ መልዕክቱን ማድረስ ብቻ መሆኑን እወቁ።
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فِانٍ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٢﴾

93. በእነዚያ በአላህ ባመኑትና በሳህን በሰሩት ላይ ከተጠንቀቁና ካመኑ መልካምን ከሰሩ፤ ከዚያም ከተጠንቀቁና ካመኑ፤ ከዚያም ከተጠንቀቁና ስራንም ካሳመሩ ከመከልከሉ በፊት በተመገቡት ነገር ኃጢአት የለባቸዉም። አላህ ስራቸውን አሳማሪዎቹን ሁሉ ይወዳልና።
 لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٣﴾

94. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህ በሐጅ ጊዜ እጆቻችሁና ጦሮቻችሁ (በሚያገኙት) በሚያድኑት ታዳኝ አውሬ አላህን በሩቁ ሆኖ የሚፈራውን ሰው ሊገልጽ ይሞክራችኋል። ከዚያ በኋላ ወሰንን ያለፈና ያደነ ሰው ሁሉ አሳማሚ ቅጣት አለበት።
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَلْوَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيِّدِ تَتَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخْفَاهُ بِالْغَيْبِ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

95. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! እናንተ በሐጅ ስራ ውስጥ ስትሆኑ አውሬን አትግደሉ። ከናንተም እያወቀ አውሬን የገደለ ሰው ቅጣቱ ከናንተ መካከል ሁለት የፍትህዊነት ባለቤቶች የሚፈረዱበትና ወደ ካዕባ ደራሽ መስዋዕት ሲሆን ከቤት እንሰሳዎች የገደለውን ነገር ብጤ መስጠት ወይም ሚስኪኖችን ማብላት ወይም የዚህን ልክ መጻም ማሰረዣው ነው። ይህም የስራውን ከባድ ቅጣት እንዲቀምስ ነው። ሳይከለክል በፊት ላለፈው ነገር አላህ ይቅርታ አደረገ። ወደ ጥፋቱ የተመለሰን ሁሉ አላህ ይበቀለዋል። አላህ አሸናፊና የብቀለ ባለቤት ነው።
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامٌ مِّنْ سَلَكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِيَامًا لَّيَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٣٥﴾

96. ሙስሊሞች ሆይ! የባህር እንሰሳና ምግብ ለእናንተና ለመንገደኞች ሁሉ መጠቀሚያ ይሆን ዘንድ ተፈቀደላችሁ። በሐጅ ላይ እስካላችሁ ድረስ ግን የየብስ አውሬ በእናንተ ላይ እርም ተደረገ። ያንን ወደ እርሱ የምትሰበሰቡበትን አላህን ፍሩ።
 أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدٌ أَلْبَحْرِ وَطَعَامُهُمْ مَّتَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

97. አላህ ያ የተከበረውን ቤት ካዕባን፤ ክልክል የሆነውን ወር፤ ወደ መካ የሚወስደውን መስዋዕቱንና ባለ ምልክቶቹን መንጋዎች ለሰዎች እምነት (ዋልታ) መቋቋሚያ አደረገ። ይህ የሆነው አላህ በሰማያትና በምድር ያለውን ሁሉ ጠንቅቆ
 * جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْآبِيَّتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلْبِدَ ذَلِكُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
የሚያውቅ መሆኑንና ሁሉን ነገር አዋቂ መሆኑን እንድታውቁ ዘንድ ነው።

97

98. (ሰዎች ሆይ!) አላህ ቅጣተ ብርቱም መሀሪና አዛኝም መሆኑን እውቁ።
أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ رَحِيمٌ 98

99. በመልዕክተኛው ላይ መልዕክቱን ማድረስ እንጂ ሌላ የለበትም። አላህ የምትገልጹትንም ሆነ የምትደብቁትን ሁሉ ያውቃል።
مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 99

100. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «የመጥፎው ነገር ብዛቱ ቢያስገርምህ እንኳ መጥፎና ጥሩው መቼም አይስተካከሉም። ባለ ልቦች ሆይ! ትድኑ ዘንድ አላህን ብቻ ፍሩ።» በላቸው።
قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَّقُوا اللَّهَ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 100

101. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ለእናንተ ቢገለጹ ከሚያስከፏችሁ ነገሮች አትጠይቁ። ቁርአንም በሚወርድበት ጊዜ ከእርሷ ብትጠይቁ ለእናንተ ትገለፃላች። ከእርሷ ግን አላህ ይቅርታ አደረገ። አላህ መሀሪና ታጋሽ ነው።
يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 101

102. ከናንተ በፊት የነበሩ ሕዝቦች ተመሳሳይን ጠየቁ። ከዚያም (በትክክል ባለመፈጸማቸው ምክንያት) ከካሐዲያን ሆኑ።
فَدَسَّأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ 102

103. አላህ «በሒራ»፤ «ሳኢባ»፤ «ወሲላ»ና «ሐም» የተባሉ ነገሮች ከሸረዓ አላደረገም። ግን እነዚያ የካዱት ህዝቦች በአላህ ላይ ውሸትን ይቀጥፋሉ። አብዛሀኞቻቸውም አያስተውሉም።
مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَجِيرَةٍ وَلَا سَائِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَا كَافٍ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْتَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 103

104. «አላህ ወደ አወረደውና ወደ መልዕክተኛው ኑ» በተባሉ ጊዜ «አባቶቻችንን ያገኝንበት መንገድ ይበቃናል።» ይላሉ። አባቶቻቸው ምንም የማያውቁና ወደ ቀናው መንገድ የማይመሩ ቢሆኑም ይበቃቸዋልን?
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ 104

1 እነዚህ አላህ መንገድ ያላደረገላቸው ሙሽሪኮች ለጣዖቶቻቸው የምሰጧቸው የእንስሳት ስሞች ናቸው። በሂራ፡- የተወሰነ ቁጥር ጥጃዎችን ከወለደች በኋላ ጆሮዋን ቆርጠው ለታቦት የሚተውትና የማይገለገሉበት እንስሳ ነች።ሳኢባ፡- ለታቦት የሚታውትና የማይገለገሉበት እንስሳ ነች።ዋሲላ፡- ብዙ ሴቶችን በተከታታይ ከወለደች በኋላ ለታቦት የሚትታው እንስሳ ነች። ሃም፡- የተወሰነ መጠን ያለው የወለደ (ያስወለደ) እና ከዚያ በኋላ ለታቦት የሚታው ወይፈን ነው። ይህ ሁሉ አላህ መንገድ ያላደረገ ውሸት ነው።

105. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ነፍሶቻችሁን (ማዳን ኃላፊነቱ) በራሳችሁ ላይ ነው። ራሳችሁን ወደቀናው መንገድ ከመራችሁ የሌሎች መሳሳት እናንተን አይጎዳችሁም። የሁላችሁም መመለሻ ወደ አላህ ነው። እናም ትሰሩት የነበራችሁትን ሁሉ ይነግራችኋል።

يَتَّيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

106. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አንዳችሁ ሞት በመጣበት ጊዜ በኩዛዜ ወቅት በመካከላችሁ ለምስክርነት ከናንተ መካከል ሁለት የትክክለኛነት ባለቤቶች የሆኑ ሰዎች፤ ወይም በምድር ብትጓዙና የሞት አደጋ ብትነካችሁ ከሌሎቻችሁ የሆኑ ሁለት ሌሎች ሰዎች መመስከር ነው። ብትጠራጠሩም ከአስር ሰላት በኋላ አቁሟቸውና «የሚመሰክርላት ሰው የዝምድና ባለቤት ቢሆንም እንኳን በእርሱ ዋጋን አንገዛም። የአላህን ምስክርነት አንደብቅም። ያን ጊዜማ ደብቀን ብንገኝ ከኃጢአተኞች ነን።» ብለው በአላህ ስም ይምላሉ።

يَتَّيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَهُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ آرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِءَ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهْدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

107. ሆኖም እነርሱ ኃጢአት (በውሸት ምስክርነት) የተገቡ መሆናቸው ቢታወቅ ከእነዚያ ከሚቹ ቅርብ ዘመዶች ውርስ ከተገባቸው ሁለት ሌሎች ሰዎች በስፍራቸው በምስክሮች ስፍራ ይቆሙና «ምስክርነታችን ከእነርሱ ምስክርነት ይልቅ እውነት ነው ወሰንም አላለፍንም። ያን ጊዜ እኛ ከበዳዩቹ ነን።» ሲሉ በአላህ ይምላሉ።

فَإِنْ غُيِّرَ عَلَيْهِمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَءَاخِرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهْدَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهْدَتَيْهِمَا وَمَا أَعْتَدْنَا إِيَّانَا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾

108. ይህ (አሰራር) ምስክርነት በተገቢው ላይ ለማምጣታቸው ወይም ከመሀለዎቻቸው በኋላ የመሀለዎቹ ወደ ወራሾች መመለስን ለመፍራት በጣም የቀረበ ነው። አላህን ብቻ ፍሩ። እሱን ብቻ ስሙትም። አላህ አመጸኛ ሕዝቦችን አይመራምና።

ذٰلِكَ اَدَّبْنَا اَنْ يٰۤاٰثُوۤا۟ بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهَيۡهَا اَوْ يَخَافُوۤا۟ اَنْ تَرَدَّ اٰيْمٰنُنۡ بَعۡدَ اٰيْمٰنِهِمۡ وَاَتَقُوا۟ اللّٰهَ وَاَسْمَعُوا۟ وَاَللّٰهُ لَا يَهۡدِي۟ الْقَوْمَ الْفٰسِقِيۡنَ ﴿١٠٨﴾

109. (መልዕክተኞችን ሆይ!) አላህ መልዕክተኞቹን ሰብስቦ እንዲህ ባለ ጊዜ የሚሆነውን አስታውስ:- «ሕዝቦቻችሁ ምን መለሱላችሁ?» መልዕክተኞቹም: «እኛ እውቀቱ የለንም። ሩቅ ሚስጥሮችን ሁሉ የምታውቀው አንተው ነህ።» ይላሉ።

* يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا اٰجَبْتُمۡ قَالُوۤا۟ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُيُوۡبِ ﴿١٠٩﴾

110. አላህ እንዲህ በሚልበት ጊዜ የሚሆነውን አስታውስ:- «የመርየም ልጅ ዒሳ ሆይ! ላንተና ለእናትህ የዋልኩላችሁን ውለታ አስታውስ። በሩሀል ቁዱስ (በጅብሪል) አጠነከርኩሁ። በሕጻንነትህም አደገህም ሰዎችን ማናገር ቻልክ። መጽሐፉንና

اِذْ قَالَ اللّٰهُ لِيٰعِيسٰى اٰبْنِ مَرْيَمَ اذْكُرۡ نِعْمَتِيۡ عَلٰىكَ وَعَلٰى وٰلِدَتِكَ اِذْ اٰتٰتُكَ بِرُوۡحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهۡدِ وَكَهَلًا وَّاِذْ عَلَّمْتُكَ اَلْحِكْمَةَ وَالتَّوۡرٰتَ

ጥበብን ተውራትንና ኢንጂልንም አስተማርኩሁ። ከጭቃም የወፍ ቅርጽ ዓይነት በፈቃዴ መሥራት ቻልክ። በሲ ውስጥ ነፈሁ። በፈቃዴም እውነተኛ በራሪ ሆነች። እውር ሆኖ የተወለደንና ለምጻምን በፈቃዴ መፈወስ ቻልክ። ሚችንም በፈቃዴ አስነሳሁ። የኢስራኢልንም ልጆች ግልጽ መረጃ ባመጣህላቸው ጊዜ ሊያጠቁህ ሲያስቡ አቀብኩልሁ። ከመካከላቸውም እነዚያ በአላህ የካዱት ጋይህ ግልጽ ድግምት ነው አሉ። ይህን ሁሉ ውለታዬን አስታውስ።

وَالْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَثُورًا الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ نُخْرِجُ الْمُوتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١١﴾

111. «ለሃዋሪያቱም፡- <በእኔና በመልዕክተኛዬ እመኑ።> የሚል ራዕይ በገለጽኩ ጊዜም የሆነውን አስታውስ። <አምነናል፡ እኛ ሙስሊሞች ለመሆናችን ምስክር ሁን> አሉም።

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءَامِنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾

112. «ሃዋሪያቶቹም፡- <የመርየም ልጅ ዒሳ ሆይ! ጌታህ ከሰማይ ማዕድ ሊያወርድልን ይቻላልን?> ባሉ ጊዜ የሆነውን አስታውስ። ዒሳም፡- <ትክክለኛ አማኞች ከሆናችሁ አላህን ብቻ ፍሩ።> አለ።

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ أَتَقُولُوا اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

113. «ከእርሱ ልንመገብ ልበቻችንም እርካታን ይጎናጸፉ ዘንድ ብቻ ነው ይህን የጠየቅነው። የነገርከንም ተጨባጭ እውነት መሆኑን ልናውቅና ለዚህም መስካሪዎች ለመሆን ፈልገን ነው።» አለ።

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُشْهِدِينَ ﴿١١٣﴾

114. «የመርየም ልጅ ዒሳም፡- <ጌታችን አላህ ሆይ! ከሰማይ ማዕድን አውርድልን ለእኛ ለመጀመሪያዎቻችንና ለመጭቀሻም ትውልዶች በዓል (የደስታ እለት) ካንተ የሆነችም ተዐምር ትሆንልን ዘንድ ። ሲሳይንም ለግሰን። አንተ ከለጋሾች ሁሉ የበለጠክ ለጋሽ ነህና> አለ።»

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوْلِيَانَا وَعَاخِرِنَا وَعَايَةً مِنكَ وَآرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾

115. አላህም፡- «ማዕዲን አወርድላችኋለሁ። ግና ከዚህ ተአምር በኋላ ከመካከላችሁ በእኔ ለካዱት ሁሉ በዓለማት ላይ ማንንም የማልቀጣውን አስከፊ ቅጣት እቀጣቸዋለሁ።» አለ።

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أَعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾

116. (መልዕክተኛች ሙሐመድ ሆይ!) አላህ፡- «የመርየም ልጅ ዒሳ ሆይ! ሰዎችን <እኔንና እናቴን ከአላህ ውጭ ሁለት አማልዕክት አድርጋችሁ ያዙን።> ብላሃልን?» በሚለው ጊዜ የሚሆነውን አስታውስ። ዒሳም አለ፡- «ክብርና ልዕልና ላንተ ብቻ ይሁን! ለእኔ ልለው የማይገባኝን ነገር ማለቴ ፈጽሞ አግባብ አይደለም። ይህን ተናግሬ ከሆነም ታውቀዋለሁ።

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتَ فُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَٰلِمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾

አንተ በውስጤ ያለውን ሁሉ ጠንቅቀህ ታውቃለህ።
እኔ ግን ባንተ ውስጥ ያለውን አላውቅም። አንተ ፋቅ
ሚስጥራትን ሁሉ አዋቂ ነህ።

117. «የነገርኳቸው ያን ያዘዘኩኝን ብቻ ነው። ፀሎት ለማድረግ የሚጠቅምበት ጊዜ የሆነውን አላህን ብቻ አምልኩ ነው» ያልኳቸው። በመካከላቸው በነበርኩበት ወቅት ስለ እነርሱ መስካሪ ነበርኩ። እንዳረግ ካደረግኩ በኋላ ግን የእነርሱ ጠባቂና ተቆጣጣሪ አንተው ብቻ ነበርኩ። አንተ በሁሉም ነገር ላይ መስካሪ ነህ። ﴿١١٧﴾

118. «ብትቀጣቸው እነርሱ የአንተው ባሮችህ ናቸው። ብትምራቸው ደግሞ አንተ ኃያልና ጥበበኛ ነህ።» ይላል። ﴿١١٨﴾

119. አላህም እንዲህ ይላል፡- «ይህ ቀን እውነተኛ ለእውነተኞች የሚጠቅምበት ቀን ነው።» ለእውነተኞች ከስሮቿ ወንዞች የሚፈሱበት ገነት ተዘጋጅቶላቸዋል። በውስጧም ለዝንተ ዓለም ይኖራሉ። አላህ በእነርሱ ተግባር ተደስቷል። እነርሱም በእርሱ ችሮታ ተደስተዋል። ይህ ታላቅ ስኬት ነው። ﴿١١٩﴾

120. የሰማያት የምድርና በውስጣቸው ያሉ ፍጡራን ሁሉ ባለቤትነት የአላህ ብቻ ነው። እርሱ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው። ﴿١٢٠﴾

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا
اللَّهَ رَبِّيَ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا
دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ
الْقَرِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾
إِنْ تَعَدَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾
قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّالِحِينَ صَدَقْتَهُمْ
لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾
لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

ሱረቱ አል-አንዓም

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. ምስጋና ሁሉ ለዚያ ሰማያትንና ምድርን ለፈጠረ ጨለማዎችንና ብርሃንን ላደረገው ለአላህ የተገባ ነው። ከዚያም እነዚያ በእርሱ የካዱ ሁሉ ጣዖታትን ከጌታቸው ጋር ያስተካክላሉ። أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١﴾

2. (ሰዎች ሆይ!) እርሱ ያ ከጭቃ የፈጠራችሁ ከዚያም የሞት ጊዜን የወሰነ ነው። እርሱም ዘንድ ለትንሳኤ የተወሰነ ጊዜ አለ። ከዚያም እናንተ በመቀስቀሳችሁ ትጠራጠራላችሁን? هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٢﴾

3. እርሱም ያ በሰማያትም በምድርም ሊገዙት የሚገባው አላህ ነው። (ሰዎች ሆይ!) ሚስጥራችሁንም ሆነ ግልፃችሁን ጠንቅቆ ያውቃል። የምትሰሩትን ሁሉ ጠንቅቆ ያውቃል። وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾

4. ከጌታቸው አናቅጽ አንዱም አይመጣላቸውም ከእርሱ የሚሸሹ ቢሆኑ እንጂ። وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾

5. ቁርኣን በመጣላቸው ጊዜም በእርግጥ አስተባበሉ። ግን የእዚያ በእርሱ ይሳለቁበት የነበሩት ነገር ዜናዎች ቅጣት ይመጣባቸዋል። فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا مَا كَانُوا بِيَهُ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٥﴾

6. ከበፊታቸው ከክፍለ ዘመናት ሀዝቦች መካከል ብዙዎቹን ማጥፋታችንን አላዩምን? ለእናንተ ያለስመቸነውን ለእነርሱ በምድር ውስጥ አስመቸናቸው። በእነርሱም ላይ ዝናብን የተከታተለ ሲሆን ላክን። ወንዞችንም በስራቸው እንዲፈሱ አደረግን። በኃጢአቶቻቸውም ምክንያት አጠፋናቸው። ከኋላቸውም ሌሎችን ሰዎች በየክፍለ ዘመኑ አስገኘን። أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾

7. በእነርሱ ላይ በወረቀት የተፃፈን መጽሐፍ ባወረድንና በእጆቻቸው በነኩት ኖሮ እነዚያ ከሐዲያን «ይህ ግልጽ ድግምት እንጂ ሌላ አይደለም።» ባሉ ነበር። وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾

8. «እርሱ (በሙሐመድ) ላይ መልአክ ለምን አይወረድላችሁም?» አሉ። ነገር ግን መላዕክን ባወረድን ለትና (ባያምኑ ኖሮ) የጥፋታቸው ነገር በተፈረደ ነበር። ከዚያም አይቆዩም ነበር። وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿٨﴾

9. መልዕክተኛውን ከመላዕክት መካከል ባደረግነው ኖሮ ወንድ ሰው አድርገን በመላክ በእነርሱ ላይ የሚያመሳስሉትን ነገር ባመሳሰልንባቸው ነበር።

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ﴿٩﴾

10. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ካንተ በፊት በነበሩ መልዕክተኞችም ላይ ተላግጧል። እናም በእነዚያ ባላገጡት ላይ ያላገጡበት ውጤት በእነርሱ ላይ ተፈጽሟል።

وَلَقَدْ أَسْهَرْنَا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾

11. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ! ከሐዲያንን) «በምድር ላይ ሂዳና የእነዚያን የአስተባባዮችን መጨረሻ እንዴት እንደነበረ ተመልከቱ።» በላቸው።

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾

12. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በላቸው: «በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የማን ነው?» በላቸውም: «የአላህ ብቻ ነው። አላህ በራሱ ላይ እዝነትን ፃፈ። በዚያ ጥርጥር በሌለበት በትንሳኤ ቀን ይሰበስባችኋል። እነዚያ ነፍሶቻቸውን ያከሰሩ ማለት እነርሱው ናቸው። እናም አያምኑም።

قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْعَلَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

13. «በሌሊትም ሆነ በቀን ጸጥ ያለው ሁሉ የእርሱው ነው። እርሱም ሰሚውና አዋቂው ነው።»

*وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾

14. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ሰማያትንና ምድርን ፈጣሪ ከሆነው አላህ እርሱ ፍጡርን የሚመግብና ለራሱ የሚይመግብ አምላክ ሲሆን ሌላን አምላክ እይዛለሁን?» በላቸው። «እኔ መጀመሪያ ትዕዛዝን ከተቀበለ ሰው እንደሆን ታዘዝኩ። <ከአጋሪዎችም ፈጽሞ አትሁን።> ተብያለሁ።» በላቸው።

قُلْ أَعْبَدُ اللَّهَ أَتَّخِذُ لِيَا وَبَنَاتٍ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

15. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እኔ በጌታዬ ላይ ባምጽ የዚያን የታላቁን ቀን ቅጣት እፈራለሁ።» በላቸው።

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

16. በዚያ ቀን ከእርሱ ላይ ቅጣት የሚመለስለት ሰው ሁሉ በእርግጥ አላህ አዘነለት። ይህም ግልጽ ስኬት ነው።

مَنْ يُضِرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَاهُ وَذَلِكَ الْقُورُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

17. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ ችግር ቢያደርስብህ ከእርሱ በስተቀር ሌላ ማንም አስወጋጅ የለም። በጎ ነገርን ቢሰጥህም እርሱ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ ነው።

وَإِن يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

18. እርሱ ከባድቹ በላይ ሲሆን ሁሉን አሸናፊ ነው። እርሱ ጥበበኛውና ውስጠ አዋቂው ነው።

وَهُوَ أَقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْخَكِيمُ ﴿١٨﴾

19. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ከምስክርነት ሁሉ ይበልጥ ታላቁ የትኛው ነው?» በላቸው። «አላህ፤ በእኔና በእናንተ መካከል መስካሪ ነው። ይህም ቁርአን እናንተንና የደረሰውንም ሁሉ ለስፈራራቸው ወደ እኔ ተወረደ። ከአላህ ጋር ሌሎች አማልክት መኖራቸውን እናንተ ትመሰክራላችሁን?» በላቸው። «እኔ ግን ፈጽሞ በዚህ አልመሰክርም።» በላቸው። «እርሱ አንድ አምላክ ብቻ ነው። እኔም በአላህ ከምታጋሩት ሁሉ ንጹህ ነኝ።» በላቸው።

قُلْ أَىُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَإِنِّى بَرِءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

20. እነዚያ መጽሐፍን የሰጠናቸው አይሁድና ክርስቲያኖች ልክ ልጆቻቸውን እንደሚያውቁ ሁሉ ሙሐመድንም በትክክል ያውቁታል። እነዚያ ነፍሶቻቸውን ያከሰሩት እነርሱ ፈጽሞ አያምኑም።

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

21. በአላህ ላይ ውሸትን ከቀጣጠፈ ወይም በአናቅጽ ካስተባበለ ይበልጥ በደለኛ ማን ነው? እነሆ በደለኞች አይድኑም።

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

22. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ሁላቸውንም በምንሰበሰብበትና ከዚያም ለእነዚያም በአላህ ላጋሩት፤ «እነዚያም ለአላህ ተጋሪዎች ናቸው» ብላችሁ ታስቧቸው የነበሩት ተጋሪዎቻችሁ የት ናቸው?» የምንልበትን ቀን (አስታውስ)።

وَيَوْمَ نحْشُرُهُمْ جَمِيعًا نَمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شِرْكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾

23. ከዚያም የፊትና መልሳቸው «በጌታችን በአላህ ይሁንብን አጋሪዎች አልነበርንም።» ማለት እንጂ ሌላ አይሆንም።

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾

24. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በነፍሶቻቸው ላይ እንዴት እንደዎሹና ይቀጣጥፉት የነበሩት ነገር ሁሉ ከእነርሱ እንዴት እንደተሰወረባቸው ተመልከት።

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

25. ከእነርሱ መካከል ወደ አንተ የሚያዳምጥ ሰው አለ። በልቦቻቸው ላይ እንዳያውቁት ሽፋኖችን፤ በጆሮዎቻቸውም ላይ እንዳይሰሙት ድንቁርናን አደረግን። ተዐምርን ሁሉ እንኳን ቢያዩ በእርሷ አያምኑም። ወደ አንተ በመጡ ጊዜ የሚከራከሩህ ሆነው እነዚያ በአላህ የካዱ ሰዎች «ይህ ቁርአን የቀድሞዎቹ ሰዎች ዱሑፍ ተረቶች ስብስብ እንጂ ሌላ አይደለም።» ይላሉ።

وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ يُجَادِلُوكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيزِرٌ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

26. እነርሱም ሰዎችን ከእርሱ ይከልክላሉ፤ ከእርሱም ይርቃሉ፤ በዚህም ተግባራቸው ነፍሶቻቸውን እንጂ ሌላን አያጠፉም። ግን አያውቁም።

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

27. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በእሳትም ላይ እንዲቆሙ በተደረጉ ጊዜ «ምን ነው ወደ ምድረ ዓለም በተመለስንና በጌታችን አናቅጽ ባለስተበበልን ከትክክለኛ አማኞችም ጋር በሆንን ዋ! ምኞታችን።» ባሉ ጊዜ ብታይ ኖሮ (የሚያስደነግጥህን ነገር ባየህ ነበር)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُفِّقُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيِّنَتْنَا نَزْدًا وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

28. ይልቁንስ ከዚህ በፊት ይደብቁት የነበሩት ነገር ሁሉ ለእነርሱ ተገለጸ። ወደ ምድረ ዓለም በተመለሱም ኖሮ ወደ ተከለከሉት ነገር በተመለሱ ነበር። እነርሱ ሐሰተኞች ናቸው።

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾

29. «ሕይወት ማለት ቅርቤቱ ሕይወታችን እንጂ ሌላ አይደለችም። እኛም ፈጽሞ ተቀስቃሾች አይደለንም።» አሉ።

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾

30. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በጌታቸው ዘንድ ለምርመራ እንዲቆሙ በተደረጉ ጊዜ ብታይ ኖሮ (አስደንጋጭን ነገር ባየህ ነበር።) «ይህ እውነት አይደለምን?» ይላቸዋል። እነርሱም «በጌታችን ይሁንብን እውነት ነው።» ይላሉ። «እናም ትክክት በነበራችሁት ምክንያት ቅጣቱን ቅመሱ።» ይላቸዋል።

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُفِّقُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

31. እነዚያ ከአላህ ጋር መገናኘትን ያስተባበሉ ሁሉ በእርግጥ ከሰሩ። ስጋቲቱም በድንገት በመጣችባቸው ጊዜ እነርሱ ሥጢአቶቻቸውን በጀርባዎቻቸው ላይ የሚሸከሙ ሲሆኑ «በምድረ ዓለም ባጓደልነው ነገር ላይ ዋ ጥፋታችን!» ይላሉ። አዋጅ ያ የሚሸከሙት ነገር ምንኛ ከፋ!

فَدَخَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرْتُنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٣١﴾

32. የቅርቤቱ ሕይወት ማለት ጨዋታና ላግጣ እንጂ ሌላ አይደለችም። የመጨረሻይቱ አገር (ገነት) ግን ለእነዚያ ለሚጠነቀቁት ሰዎች ሁሉ በጣም በላጭ ናት። አታውቁምን? (አትገነዘቡምን?)

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّالَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

33. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ያ የሚሉህ ነገር እንደሚያሳዝንህ በእርግጥ እናውቃለን። እነርሱ በእርግጥ አያስተባብሉህም። ግን በዳዮች በአላህ አናቅጽ ይከዳሉ።

فَدَنَعَلِمَ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتٍ اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

34. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከበፊትህ የነበሩት መልዕክተኞች ተስተባብረዋል። በተስተባብሉበትም ነገርና በተሰቃዩት ላይ እርዳታችን እስከመጣላቸው ድረስ ታገሱ። የአላህን ቃላት

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوَدُوا حَتَّىٰ أَنْتَهُمُ نَصْرًا ۗ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّائِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾

የሚለውን የለም። ከመልዕክተኞቹም ወሬ (የምትረጋጋበት) በእርግጥ መጣል።

35. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ኢስላምን መተዋቸው ባንተ ላይ ከባድ ቢሆንብህም በምድር ውስጥ ቀዳዳን ወይም በሰማይ ውስጥ መሰላልን ልትፈልግና ተዓምር ልታመጣለቸው ከቻልክ ሞክር። አላህ በፈለገ ኖሮ ሁሉንም በቅኑ መንገድ ላይ በሰበሰባቸው ነበር። ስለዚህ ከተሳሳቱት ሰዎች በፍጹም አትሁን።

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ
أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلْمًا
فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

36. ጥሪን የሚቀበሉት እነዚያ የሚሰሙት ብቻ ናቸው። ሙታንማ አላህ ይቀሰቅሳቸዋል። ከዚያም ወደ እርሱ ብቻ ይመለሳሉ።

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ
يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ ﴿٣٦﴾

37. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከሐዲያን «ከጌታው በእርሱ ላይ ለምን ተአምር አልተወረደላትም?» አሉ። «አላህ ተአምርን ለማውረድ ቻይ ነው። ግን አብዛኞቻቸው ይህን እውነታ አያውቁም።» በላቸው።

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ
اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

38. በምድር ላይ የሚሄድ ተንቀሳቃሽም ሆነ በሁለት ክንፎቹ የሚበር ሁሉ መሰሎቻችሁ ሕዝቦች እንጂ ሌላ አይደሉም። በመጽሐፉ ውስጥ ምንንም ነገር አልተውንም። ከዚያ ሁሉም ወደ ጌታቸው ይሰበሰባሉ።

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِيْرٍ يَطِيرُ
بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أُمَّتًا لَكُمْ مَا قَرَرْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

39. እነዚያ በአናቅጻችን ያስተባበሉ ሁሉ እውነትን የማይሰሙ ደንቆሮዎች፤ ሐቅን የማይናገሩ ዲዳዎችና በጨለማዎች ውስጥ ያሉ ናቸው። አላህ መጥመሙን የሚሻበትን ሰው ያጠመዋል። ወደ ቀናው መንገድ መመራቱን የሚሻለትን ሰው ደግሞ በቀጥተኛው መንገድ ላይ ያደርገዋል።

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي
الْظُلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ
يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

40. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «የአላህ ቅጣት ቢመጣባችሁ ወይም ትንሳኤ ብትመጣባችሁ ከአላህ ሌላ ትጠራላችሁን? እውነተኞች ከሆናችሁ (እስኪ ንገሩኝ።)» በላቸው።

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ أَوْ
أَتْتُمْ السَّاعَةَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾

41. «በፍፁም። እውነታው እርሱን ብቻ ትጠራላችሁ። ቢሻ ወደ እርሱ የምትጠሩበትን ነገር ያስወግድላችኋልና የምታጋሩትንም ሁሉ ትረሱታላችሁ።» በላቸው።

بَلْ إِلَٰهَهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ
إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

42. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከንተ በፊት ለነበሩት ሕዝቦች አያሌ መልዕክተኞችን በእርግጥ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ
بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾

ለክን። (ከዚያም እንቢተኛ ሆኑ።) ለእኛ ይተናነሱም ዘንድ በድህነትና በችግር ቀጠናቸው።

43. ታዲያ ቅጣታችን በመጣባቸው ጊዜ አይተናነሱም ኖሯልን? ነገር ግን ልቦቻቸው ደረቁ። ይሰሩት የነበሩትንም መጥፎ ነገር ሰይጣን መልካም ነገር አስመስሎ አሳያቸው።
فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

44. በእርሱ ይገሰጹበት የነበረውን ነገር በዘነጉ ጊዜ ለእነርሱ የሁሉን ነገር ደጃፎችን ከፈትንላቸውና በኑሮ አስመቸናቸው። በተሰጡትም ነገር በተደሰቱ ጊዜ በድንገት ያዘናቸው። ወዲያውኑም እነርሱ ተስፋ ቆራጮች ሆኑ።
فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾

45. የእነዚያ የበደሉት ሕዝቦች መጨረሻ ተቆረጠ። ምስጋና ሁሉ ለዓለማት ጌታ ለሆነው ለአላህ ብቻ ይገባው።
فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾

46. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «እስቲ ንገሩኝ አላህ መስሚያችሁንና ማያዎቻችሁን ቢወሰድባችሁና በልቦቻችሁ ላይ ቢያትም ከአላህ ሌላ እርሱኑ የሚያመጣላችሁ አምላክ ማን ነው?» በላቸው። አናቅጽን እንዴት እንደምናብራራና ከዚያም እነርሱ እንዴት መንገዱን እንደሚስቱ ተመልከት።
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَبْيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِفُونَ ﴿٤٦﴾

47. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «እስቲ ንገሩኝ የአላህ ቅጣት ድንገት ወይም በይፋ ቢመጣባችሁ ከአመጸኛ ህዝቦች ሌላ ይጠፋልን?» በላቸው።
قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ عَذَابَ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾

48. መልዕክተኞችንም በመልካም አብሳሪና ከመጥፎ አስፈራሪ አድርገን እንጂ አንልክም። እናም በእነርሱ ያመኑና በጎ ተግባርን የሰሩ ሁሉ ስጋት የለባቸውም። አይተክዙምም።
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾

49. እነዚያ አናቅጻችንን ያስተባበሉት ደግሞ በአመፀቸው ምክንያት ቅጣት ያገኛቸዋል።
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾

50. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «የአላህ ግምጃ ቤቶች እኔ ዘንድ ናቸው አልላችሁም። ሩቅ ሚስጥርንም አላውቅም። መልዓክ ነኝም አልልም። ወደ እኔ የሚወርድልኝን መልዕክት ብቻ እንጂ ሌላን አልከተልም።» በላቸው። «እውርና የሚያይ ይስተካከላሉን? አታስተነትኑምን!» በላቸው።
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۗ إِنِّي نَسِيتُ الْإِلَهَ مَا يُوحَىٰ إِنِّي قُلٌّ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

51. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ ከአላህ ሌላ ወዳጅና አማላጅ የሌላቸው ሲሆኑ ወደ ጌታቸው መሰብሰብን የሚፈሩትን ሰዎች ይጠነቀቁ ዘንድ በእርሱ(ቁርአን) አስፈራራ::

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

52. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያን የጌታቸውን ፊት የሚሹ ሆነው በጧትና በማታ የሚጠሩትን አማኞች ከአጠገብህ አታባር:: እነርሱን መቆጣጠር ባንተ ላይ ምንም የለብህም:: አንተንም መቆጣጠር በእነርሱ ላይ ምንም የለባቸውም:: ታባርራቸውና ከበደላቸውም ትኾን ዘንድ (አታባር)::

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعِيَصِيَّ يَبْرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

53. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ልክ እንደዚሁም «ከመካከላችን አላህ በእነርሱ ላይ ችሮታውን የለገሳቸው እነዚህ ናቸውን?» ይሉ ዘንድ ከፊላቸውን በከፊሎች ሞከርን:: አላህ አመስጋኞቹን ከሁሉም በላይ አዋቂ አይደለምን?

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾

54. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያም በተዐምራታችን የሚያምኑት ሰዎች ሁሉ ወደ አንተ በመጡ ጊዜ «ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን:: ጌታችን በራሱ ላይ እዝነትን ፃፈ:: እነሆ ከናንተ ውስጥ ስህተትን ስራ የሰራና ከዚያ ተጸጽቶ ወዲያውኑ ስራውን ላሳመረ እርሱ (አላህ) መሀሪና አዛኝ ነው::» በላቸው::

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾

55. ልክ እንደዚሁም እውነቱ እንዲገለጽና የወንጀላቸውም መንገድ ትብራራ ዘንድ አናቅጽን እንገልፃለን::

وَكَذَلِكَ نُقِصُّ الْأَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

56. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እኔ እነዚያን ከአላህ ሌላ የምትጠሯቸውን (ባዕድ አማልክት) ከመገዛት ተከልክያለሁ::» በላቸው:: «ዝንባሌያችሁንም አልከተልም:: ያን ካደረኩኝ በእርግጥ ተሳሳትኩ:: እኔም ከተመሪዎቼ አይደለሁም::» በላቸው::

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِجُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

57. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ሰዎች ሆይ! እኔ ከጌታይ በመጣልኝ ግልጽ ማስረጃ ላይ ነኝ:: እናንተ ግን በእርሱ አስተባባላችሁ:: ያ የምትቻኩሉበት ቅጣት ውሳኔ እኔ ዘንድ አይደለም:: ፍርዱ ለአላህ ብቻ ነው:: አላህ እውነቱን ይፈርዳል:: እርሱም ከፈራጆች ሁሉ በላይ ነው::» በላቸው::

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ أُلْحَمْتُ إِلَّا لِيَلَّهُ يَمُضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصْلِينَ ﴿٥٧﴾

58. «የምትቻኩሉበት ቅጣት እኔ ዘንድ በሆነ ኖሮ በእኔና በእናንተ መካከል ነገሩ (ቅጣታችሁ) በተፈጸመ ነበር። አላህ በደለኞችን አዋቂ ነው።» በላቸው።



59. የሩቅ ሚስጥሮች መክፈቻዎች ሁሉ እርሱ ዘንድ ብቻ ናቸው። ከእርሱ በስተቀር ማንም አያውቃቸውም። በየብስና በባህር ውስጥ ያለውን ሁሉ ያውቃል። አንዲትም ቅጣል አትረግፍም አላህ የሚያውቃት ብትሆን እንጂ። በመሬት ጨለማዎች ውስጥ ቅንጣት እርጥብም ሆነ ደረቅ አንድም ነገር የለም ግልጽ በሆነው መጽሐፍ ውስጥ የተመዘገበ ቢሆን እንጂ።



60. እርሱ (አላህ) ያ በሌሊት የሚያስተኛችሁ በቀን የሰራችሁትንም ሁሉ የሚያውቅ ከዚያም የተወሰነው ጊዜ ይፈጸም ዘንድ በቀን ውስጥ የሚቀሰቅሳችሁ ነው። ከዚያም መመለሻችሁ ወደ እርሱ ብቻ ነው። ከዚያም ትሰሩት የነበራችሁትን ነገር ሁሉ ይነግራችኋል።



61. እርሱ ከባሮቹ በላይ ሲሆን ሁሉን አሸናፊ ነው። በእናንተ ላይም ተጠባባቂዎች መላዕክትን ይልካል። አንዳችሁንም የሞት ሰዓቱ በመጣበት ጊዜ የሞት መልዕክተኞቻችን ትዕዛዛትን የማያጓድሉ ሲሆኑ ይገድሉታል።



62. ከዚያም እውነተኛ ወደ ሆነው ጌታቸው ወደ አላህ ይመለሳሉ። (ሰዎች ሆይ!) አስትዉሉ! አዋጅ ፍርዱ ለእርሱ ብቻ ነው። እርሱም ከተቆጣጣሪዎች ሁሉ ይበልጥ ፈጣን ነው።



63. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «የ ከየብስና ከባህር ጨለማዎች በግልጽና በሚስጢር ስዚህ ቢያድነን ከአመስጋኞች እንሆናለን ስትሉ የምትጠሩት ስትሆኑ የሚያድናችሁ ማን ነው?» በላቸው።



64. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «አላህ ከእርሷና ከጭንቅም ሁሉ ያድናችኋል። ከዚያ እናንተ በእሱ ባዕድ አምላክን ታራላችሁ።» በላቸው።



65. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «እርሱ (አላህ) ከበላያችሁ ወይም ከእግሮቻችሁ በታች ቅጣትን በእናንተ ላይ ሊልክ ወይም የተለያዩ ሕዝቦች ስትሆኑ ሊያደባልቃችሁና ከፈላችሁን የከፈሉን ጭካኔ

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْتَلُونَ بِهِ لَفُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ * وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْطُرُ مِنْ زُرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَةٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ



بَعْضٌ أَنْظَرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾
 ሊያቀምስ ቻይ ነው።» በላቸው። ይገነዘቡ ዘንድ አናቅጽን እንዴት እንደምናብራራ ተመልከት።

66. እርሱ(ቁርአን) ከአላህ የመጣ እውነት ሲሆን ሀዘባችሁ ግን አስተባባሉት። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በናንተ ላይ ጠባቂ አይደለሁም።» በላቸው።
 وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَنْسَأَلَ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرًّا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

67. ለየወሬ ሁሉ የሚደርስበት መፈጸሚያ ጊዜ አለው። ወደ ፊትም በትክክል ታውቁታላችሁ።

68. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ አናቅጻችንን ለማስተባበል ወደ ክርክር የሚገቡትን ሰዎች በምታይ ጊዜ በሌላ ወሬ እስከሚገቡ ድረስ ተዋቸው። ሰይጣንም መከልከልህን ቢያስረሳህና አብረህቸው ሆነህ እንኳን ካስታወስክ በኋላ ከበደለኞች ሕዝቦች ጋር አትቀመጡ።
 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

69. እነዚያም በሚጠነቀቁት ሀዘባችሁ ላይ በሂሳባቸው ምንም የለባቸውም። ግን ይጠነቀቁ ዘንድ መገሰጽ አለባቸው።

70. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያንም ሃይማኖታቸውን ጨዋታና ቀልድ አድርገው የያዙትንና ቅርቢቱ ሕይወት ያታለለቻቸውን ተዋቸው። ነፍስ ሁሉ በሰራቸው ስራ እንዳትጠፋ በእርሱ (በቁርአን) አስታውስ። ለእርሷ ከአላህ ሌላ ወዳጅም ሆነ አማላጅ ማንም የላትም። ፊዳ የተባለን ሁሉ ብትከፍል እንኳን ተቀባይነት የላትም። እነዚያ በሰሩት ስራ የተጠፉት ናቸው። በክህደታቸው ምክንያት ከፈላ ውሃ መጠጥና አሳማሚ ቅጣት አለባቸው።
 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ أَلْحِيَةُ الدُّنْيَا وَذَكَرُوا أَن نُبَسِّلَ نَفْسًا بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤخِّدُ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

71. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ከአላህ ሌላ የማይጠቅምንና የማይጎዳን እንገዛለን? አላህ በቀናው መንገድ ከመራን በኋላ የኋሊት እንመለሳለን? እንደዚያ በምድር ላይ የዋለ ሲሆን ሰይጣናት አሳስተውት ለእርሱ «ወደ እኛ ና» እያሉ ወደ ቅን መንገድ የሚጠሩ ወዳጆች ቢኖሩትም (እንደማይከተላቸው) እንሆናለን?» በላቸው። «የአላህ መንገድ ቀጥተኛው መንገድ ነው። ለዓለማት ጌታ ልንገዛም ታዘዝን።» በላቸው።
 قُلْ أَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ ۗ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ ۗ إِلَىٰ الْهُدَىٰ ۗ اهْتَبْنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَأُمْرًا يُسَلِّمُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

72. «ሰላትን በትክክል ስገዱ አላህን ፍሩትም።» (ተብለን ታዘናል በላቸው።) እርሱ ወደ እርሱ የምትሰበሰቡበት አምላክ ነው።
 وَأَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْهُ ۗ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾

73. እርሱም ያ ሰማያትንና ምድርን በትክክል የፈጠረ ነው። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ሁን» የሚልበትንና ወዲያውም የሚሆንበትን ቀን አስታውሱ። ቃሉም እውነት ነው። በቀንዱ በሚነፋበት ቀንም ንግስናው የእርሱ ብቻ ነው። ፍቁንና ቅርቡን አዋቂ ነው። እርሱም ጥበበኛውና ውስጠ አዋቂው ነው።

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الْأُسُورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾

74. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ኢብራሂም ለአባቱ ለአዘር:- «ጣኦትን አማልክት ታደርጋለህን? እኔ አንተንም ወገኖችህንም ግልጽ ጥመት ውስጥ ሆናችሁ አየኋችሁ።» ባለው ጊዜ የሆነውን አስታውሱ።

* وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ عَارِزَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا لِلَّهِ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾

75. ልክ በዚህ አካሄድን ኢብራሂም ጽኑ እምነት ይኖረው ዘንድ የሰማያትንና የምድርን ግዛት አሳየው።

وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾

76. ሌሊቱ በጽልመቱ በሸፈነው ጊዜ አንድ ኮከብ አየ። «ይህ ጌታዬ ነው» አለም። ኮከቡ በጠለቀ ጊዜም፡- «ጠላቂዎችን አልወድም» አለ።

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾

77. ጫረቃውን ደምቆ ባየ ጊዜም፡- «ይህ ጌታዬ ነው።» አለ። ጫረቃውም በጠለቀ ጊዜ፡- «ጌታዬ ቅኑን ጎዳና ካልመራኝ መንገድ ከተሳሳቱ ሰዎች እሆናለሁ።» አለ።

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَارِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾

78. ጸሐይዎንም ደምቃ ጫራዋን ባየ ጊዜ፡- «ይህ ጌታዬ ነው። ይህ በጣም ትልቅ ነው።» አለ። በጠለቀችም ጊዜ (አንዲህ) አለ፡- «ወገኖቼ ሆይ! እኔ ከምታጋሩት ሁሉ የጠራሁ ነኝ።»

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَارِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾

79. «እኔ ወደ ቀጥተኛው ሃይማኖት የተዘነበልኩ ስሆን ፊቴን ሰማያትንና ምድርን ወደ ፈጠረው አምላክ አላህ አዙፊያለሁ። እናም ከአጋራዎችም አይደለሁም።» (አለ)።

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾

80. ወገኖቼም ተከራከሩት። (እርሱም) አላቸው፡ «በእርግጥ የመራኝ ስሆን በአላህ ጉዳይ ትከራከሩኛላችሁን? በእርሱም የምታጋሩትን ነገር አልፈራም። ግን ጌታዬ ቢሻ (ያገኘኛል)። ጌታዬም ሁሉንም ነገር በእውቀቱ ሰፋ። አትገነዘቡምን?»

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَدِّثُونِي بِأَنْعَامِ اللَّهِ وَتَدَّ هَدُنِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾

81. «በእናንተ ላይ በእርሱ ማስረጃ ያለውረደበትን እናንተ ማጋራታችሁን የማትፈሩ ስትሆኑ የምታጋሩትን ጣዖት እንዴት እኔ እፈራለሁ?! የምታውቁም ብትሆኑ ከሁለቱ ክፍሎች ደህና ለመሆን ይበልጥ ተገቢው ማንኛው ነው?» አለ።

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

82. እነዚያ በአላህ ያመኑና እምነታቸውን በእሱ በማጋራት ያልቀላቀሉ ሁሉ እነዚያ ለእነርሱ የተሟላ ደህንነት አለላቸው። ወደ ቀናው መንገድ የተመሩም እነርሱው ናቸው።

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

83. እነዚህ ማስረጃዎቻችን ናቸው። ለኢብራሂም በህዝቦቹ ላይ አስረጅ እንዲሆኑ ሰጠነው። የምንፈልገውን ሰው በደረጃዎች ከፍ እናደርጋለን። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ ጥበበኛና አዋቂ ነውና።

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

84. ለእርሱም ልጁን ነብዩ ኢስሀቅንና የልጅ ልጁን ነብዩ የዕቆብን ሰጠነው። ሁሉንም ወደ ቀናው መንገድ መራናቸው። ኑህንም ከእነርሱ በፊት ወደ ቀናው መንገድ መራነው። ከዘሮቹም ነብዩ ዳውድንም፤ ነብዩ ሱላይማንንም፤ ነብዩ አዩብንም፤ ነብዩ ዮሱፍንም፤ ነብዩ ሙሳንና፤ ነብዩ ሀሩንንም መራን። በጎ ሰሪዎችን ሁሉ ልክ እንደዚሁ እንመነዳለን።

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

85. ዘከርያን፤ ያህያን፤ ዒሳን፤ ኢልያስንም ወደ ቀናው መንገድ መራን። ሁሉም ከመልካሞቹ ናቸው።

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَاسَ ۚ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾

86. ነብዩ ኢስማኢልንም፤ ነብዩ አል የሰዕንም፤ ነብዩ ዩኑስንም፤ ነብዩ ሉጥንም መራን። ሁሉንም በዓለማት ላይ አበለጥናቸው።

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ ۚ وَنُوحًا وَكَوْنًا ۚ فَصَلِّ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾

87. ከአባቶቻቸውም፣ ከዘሮቻቸውም፣ ከወንድሞቻቸውም ገዙዎችን መራን። መረጥናቸውም። ወደ ቀጥታኛውም መንገድ መራናቸው።

وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾

88. ይህ የአላህ መመሪያ ነው። በእርሱ ከባሮቹ የሚሻውን ወደ ቀናው መንገድ ይመራበታል። በአላህ ባጋሩም ኖሮ ይሰሩት የነበሩት መልካም ተግባር ሁሉ ከእነርሱ በታሰባቸው ነበር።

ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

89. እነዚህ እነዚያ መጽሐፍትንና ጥበብን ነብይነትንም የሰጠናቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህ የመካ ከሐዲያን በእርሷ ቢከዱም በእርሷ የማይክዱ ሕዝቦችን አዘጋጅተንላታል።

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّبُوءَ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا هُوَ ظَالِمٌ لَّا يَتَّقِي ۚ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

90. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚህ ነብያት እነዚያ አላህ የመራቸው ናቸው። ስለሆነም ፈለጋቸውን ተከተል። «በእርሱ (በቁርአን) ምንም

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهَدْيِهِمْ أَتَقْتَدُوا ۚ فُلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْوَالِي ۚ ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

ዋጋ አልጠይቃችሁም። እርሱ ለዓለማት ግሳጼ ሊሆን የወረደ እንጂ ሌላ አይደለም።» በላቸው።

91. (ከሓዲያን) «አላህ በሰው ላይ ምንም አላወረደም።» ባሉ ጊዜ አላህን ተገቢውን ክብሩን አላከበሩትም። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እንዲህ በላቸው «ያንን ለሰዎች ብርሃንና ቅን መመሪያ ሆኖ ሙሳ ያመጣውን መጽሐፍ ክፍልፍሎች የምታደርጉት ስትሆኑ ማን አወረደው? (የወደዳችኋትን) ትገልጹታላችሁ ብዙውንም ትደብቃላችሁ፤ እናንተም ሆናችሁ አባቶቻችሁም ያለወቃችሁትን ተስተማራችሁ።» (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «አላህ አወረደው።» በላቸው። ከዚያም በውሸታቸው ውስጥ የሚጫወቱ ሲሆኑ ተዋቸው።

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾

92. ይህ ያወረደነው ብሩክና ያንንም በፊት የነበረውን (መጽሐፍ) አረጋጋጭ መጽሐፍ ነው። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የከተሞችንም እናት (መካን) ኗሪዎችን እና በዙሪያዎ ያሉትንም ሰዎች ልታስጠነቅቅበት አወረደው። እነዚያም በመጨረሻይቱ ዓለም የሚያምኑት ሰዎች እነርሱ በሰላታቸው የሚጠበቁ ሲሆኑ በእርሱ ያምናሉ።

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَآرِكًا مُّصَدِّقًا لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾

93. በአላህ ላይ ውሸትን ከቀጣጠፈ ወይም ወደ እርሱ ምንም ያልተወረደለት ሲሆን «ወደ እኔ ተወረደልኝ።» ካለና «አላህ ያወረደውን አይነት ማውረድም በእርግጥ እችላለሁ።» ካለ ይበልጥ እራሱን በዳይ ማን ነው? በደላኞችን በሞት መከራዎች ውስጥ በሆኑ ጊዜ መላዕክት እጆቻቸውን ዘርጊዎች ሆነው (ለቅጥጥብ) «ነፍሶቻችሁን አውጡ። ከአላህ ላይ እውነትን ያልሆነን ነገር ትናገሩም የነበራችሁና በአናቅጽም ላይ ትከሩ በነበራችሁት ምክንያት ዛሬ የውርደት ቅጣት ትመነዳላችሁ» በሚሏቸው ጊዜ ብታይ ኖሮ (አስደንጋጭን ነገር ባየህ ነበር)።

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَهُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

94. «በመጀመሪያ ጊዜ ልክ እንደፈጠርናችሁ ሆናችሁ የሰጠናችሁን ሁሉ ከጀርባዎቻችሁ ኋላ የተዋችሁ ስትሆኑ ለየብቻችሁ ሆናችሁ በእርግጥ ወደ እኛ መጣችሁ። እነዚያንም እነርሱ በእናንተ (ጉዳይ) ለአላህ ተጋሪዎቹ ናቸው። የምትሏቸውን አማላጆቻችሁን ከናንተ ጋር አናይም። ግንኙነታችሁ

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُنتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَآؤَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

በእርግጥ ተቋረጡ። ከናንተም ያ ያማልደናል የምትሉት ሁሉ ጠፋ» (ይባላሉ።)

95. አላህ የፍሬና የዘፍ ቅንጣትን ፈልቃቂ ነው። ከሙት ነገር ሕያውን ያወጣል። ከሕያውም ነገር ሙትን አውጭ ነው። ይህ አላህ ጌታችሁ ነው። ታዲያ እንዴት ከእውነት ትሸሻላችሁ (ትርቃላችሁ)?

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْحَبِّ وَالْتَوَىٰ مُجْرَجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرَجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٥﴾

96. ጎሕን ከጽልመት ጨለማ ፈልቃቂ፤ ሌሊቱን ማረፊያ፤ ጸሐይንና ጨረቃን ለጊዜ ስሌት መጠቀሚያ ያደረገ አምላክ ነው። ይህ የዚያ የአሸናፊውና የሁሉን አዋቂው አምላክ ውሳኔ ነው።

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الثُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

97. አላህ ያ በየብስና በባህር ጨለማዎች ውስጥ ራሳችሁን መምራት ትችሉ ዘንድ ከዋክብትን የፈጠረላችሁ አምላክ ነው። ለሚያውቁ ሁሉ አናቅጽን በሚገባ አብራርተናል።

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الثُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

98. (ሰዎች ሆይ!) እርሱ (አላህ) ያ ከአንዲት ነፍስ ያስገኛችሁ አምላክ ነው። በማሕጸን ውስጥ ማረፊያንና ምድር ላይም መኖሪያን አመቻቸላችሁ። መገንዘብ ለሚችሉ ሁሉ አናቅጽን በሚገባ አብራርተናል።

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾

99. እርሱ (አላህ) ያ ከሰማይ ውሃን ያወረደ አምላክ ነው። በእርሱም የሁሉንም ዓይነት እጽዋት አበቀልን። የተደራረበን ቅንጣት የምናወጣበትን ለምለም አዝመራም ከርሱ አወጣን። ከዘንባባ እንቡጥም የተቀራረቡ የሆኑ ዘለላዎችን አወጣን። የወይን አትክልት በታዎችን አዘጋጀን። ቅጠሎቻቸው የሚመሰሰሉ ፍሬዎቻቸው ግን የማይመሰሰሉ የሆኑትን የዘይቱን(ወይራ) እና የሩማን እጽዋትም ከሰማይ ባወረድነው ዝናብ አበቀልን። (የሰው ልጆች ሆይ!) ፍሬውን ባፈራና በበሰለ ጊዜ እስቲ ተመልከቱት። እጅግ አስደናቂ ሆኖ ታገኙታላችሁ። በእነዚህ ክስተቶች ውስጥ በትክክል በአላህ ለሚያምኑ ሰዎች ሁሉ በርካታ ተአምራት አሉበት።

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُمْتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانَ مُشْتَبِهًا وَعَجِيرٌ مُتَشَبِهٌ أَنْظَرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

100. (ሰዎች) የፈጠራቸው አላህ ሲሆን አጋንንትን በመታዘዝ ለእርሱ ተጋሪዎች አደረጉ። ወንዶች ልጆችና ሴቶች ልጆች አለው በማለት ያለ ዕውቀት በእርሱ ላይ ቀጠፉ። አላህ ጥራት የተገባውና ከሚሉት ነገር ሁሉ የላቀ ነው።

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٠٠﴾

101. እርሱ ሰማያትንና ምድርን ያለ ብጡ ፈጣሪ ነው። ለእርሱም ሚስት የሌለው ሲሆን እንዴት ለእርሱ ልጅ ይኖረዋል? ሁሉንም ነገር ፈጠረ። እርሱ ሁሉንም ነገር አዋቂ ነውና።

بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَىٰ يَكُونُ لَهُ ۖ وَلَهُ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

102. ይህ ጌታችሁ አላህ ነው። ከእርሱ በስተቀር አምላክ የለም። ሁሉን ነገር ፈጣሪ ነው። ስለዚህ እርሱን ብቻ ተገዙት። እርሱም በነገሩ ሁሉ ላይ ተጠባባቂ ነውና።

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾

103. አይኖች አያገኙትም። እርሱ ግን አይኖችን ያያል። እርሱም ሩህሩህና ውስጠ አዋቂ ነው።

لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

104. (ሰዎች ሆይ!) «ከጌታችሁ ዘንድ ብርሃኖች በእርግጥ መጡላችሁ። እውነቱን የተመለከተ ሰው ጥቅሙ ለነፍሱ ብቻ ነው። የታወረም ሰው ጉዳቱ በራሱ ላይ ብቻ ነው። እኔ በእናንተ ላይ ጠባቂ አይደለሁም።» በላቸው።

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾

105. ልክ እንደዚሁ ገምግመው «መጽሐፍ አጥንተሃል» እንዲሉና ለሚያውቁ ህዝቦች ቁርኣንን እንድናብራራ አናቅጽን እንገልጻለን።

وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيُقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾

106. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከጌታህ ወደ አንተ የተወረደውን ብቻ ተከተል። ከእርሱ በስተቀር ትክክለኛ አምላክ የለም። አጋሪዎችንም ተዋቸው።

اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾

107. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ በፈለገ ኖሮ እነርሱ ጣኦትን ባላጋሩ ነበር። በእነርሱም ላይ ጠባቂ አላደረግንህም። አንተም በእነርሱ ላይ ኃላፊ አይደለህም።

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾

108. (ሙስሊሞች ሆይ!) እነዚያንም ከአላህ ሌላ የሚገዟቸውን ጣዖታትን አትስደቡ። እነርሱም ድንበርን በማለፍ ያለ እውቀት አላህን ይሰድባሉና። ልክ እንደዚሁ ለህዝቦች ሁሉ ስራቸውን ደግ አስመሰልንላቸው። ከዚያም መመለሻቸው ወደ ጌታቸው ብቻ ነው። ይሰሩት የነበሩትንም ሁሉ ይነግራቸዋል።

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

109. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ተዐምር ብትመጣላቸው በእርሷ በቁርጥ እንደሚያምኑ ጥብቅ መሀለዎቻቸውን በአላህ ማሉ። «ተዓምራትም ሁሉ የሚከሰቱት ከአላህ ብቻ ነው። እርሷ በመጣች ጊዜም አለማመናቸውን ወይም ማመናቸውን ምን አሳወቃችሁ?» በላቸው።

وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

110. በመጀመሪያም ጊዜ በእርሱ እንዳለመኑ ሁሉ ልቦቻቸውንና አይኖቻቸውን እናገላብጣለን። በጥመታቸውም ውስጥ የሚዋልሉ ሲሆኑ እንተዋቸዋለን።

وَنُقَلِّبُ أَفْعَدَّتَهُمْ وَأَبْصَرْتَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَنْدَرُهُمْ فِي طُعَيْنِهِمْ يَعْهَوْنَ ﴿١١٠﴾

111. እኛ ወደ እነርሱ መላዕክትን ባወረድንም ኖሮ ሙታንን ባነጋገሩዋቸውና ነገሩን ሁሉ በቡድን በቡድን በእነርሱ ላይ በሰበሰቡብንም ኖሮ አላህ ካልሻ በስተቀር የሚያምኑ ባልሆኑ ነበር። ግን አብዛኞቻቸው ይህንን እውነታ ይስታሉ።

* وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾

112. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እንደዚሁም ለነብያት ሁሉ ከሰውና ከጋህን የሆኑን ሰይጣናት ጠላት አደረግን። ከፊላቸው ወደ ከፊሉ ለማታለል የተዋበን ንግግር ይጥላሉ። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ በፈለገ ኖሮ ይህን ጸያፍ ተግባር ባልሰሩት ነበር። ከቅጥፈታቸውም ጋር ተዋቸው።

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شٰٓئِبِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحٰٓي بَعْضُهُمْ اِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

113. ሊያታልሉ የሚጥሩትና የነዚያም በመጨረሻይቱ ህይወት የማያምኑት ሰዎች ልቦች ወደ እርሱ እንዲያዘነብሉ፤ እንዲወዱትና እነርሱ ይቀጥፉ የነበሩትንም እንዲቀጥጥፉ ነው።

وَلِيَضْحٰٓى اِلَيْهِ اَفْعِدَّةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

114. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እርሱ ያ መጽሐፍን የተብራራ ሆኖ ወደ እናንተ ያወረደ ሲሆን ከአላህ ሌላ ዳኛን እፈልጋለሁን? በላቸው። እነዚያ መጽሐፍን የሰጠናቸው ሰዎች ቁርአን ከጌታህ ዘንድ በእውነት የተወረደ መሆኑን በትክክል ያውቃሉ። እናም ከተጠራጣሪዎቹ አትሁን።

اَفَغَيَّرَ اللّٰهُ اٰبَتٰغِي حٰكِمًا وَهُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الْكِتٰبَ مُصَدِّقًا لِّ الَّذِيْنَ اٰتٰتَيْنٰهُمْ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُٗ مُّرْسَلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾

115. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የጌታህ ቃላት እውነተኛና ትክክለኛ ስትሆን ተፈጸመች። ለቃላቱ ምንጊዜም ለዋጭ የለም። እርሱ ሰሚውና አዋቂው ነው።

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِيْهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾

116. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በምድር ካሉት መካከል አብዛኞቹን ብትከተል የአላህን መንገድ ያሰስቱሁል። ጥርጣሬን እንጂ ሌላን አይከተሉምና። እነርሱም የሚዋሹ እንጂ ሌላ አይደሉም።

وَإِنْ تُطِغْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْاَرْضِ يَضْلُوْكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنْ يَنْبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنُّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾

117. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ ከመንገዱ የሚሰሳቱትን አዋቂ ነው። እርሱም ተመሪዎቹን እንዲሁ አዋቂ ነው።

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَن سَبِيْلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٧﴾

118. (ሰዎች ሆይ!) በአናቅጹም አማኞች እንደሆናችሁ ሲታረድ የአላህ ስም በእርሱ ላይ የተወሰነውን እንሰሳ ብቻ ብሉ::

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

119. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እርሱን ሙብላት ካልተገደዳችሁበት በስተቀር በእናንተ እርም የተደረገውን ለእናተ አላህ በእርግጥ የዘረዘረ ሲሆን ከዚያ በእርሱ ላይ የአላህ ስም ከተጠራበት የማትበሉት ምን ምክንያት አላችሁ? ብዙዎቹም ያለ እውቀት በዝንባሌዎቻቸው ብቻ ያሳስታሉ:: (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ ወሰን አላፈዎቹን አዋቂ ነው::

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَابِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

120. የኃጢአትን ግልጹንም ድብቁንም ተው:: እነዚያ ኃጢአትን የሚሰሩ ሁሉ ይሰሩት በነበሩበት ነገር በእያንዳንዱ በእርግጥ ይመነዳሉ::

وَذُرُوا ظِلَهِيَ الْأَيْمَنِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الْأَذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَيْمَنَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٢٠﴾

121. (ሙስሊሞች ሆይ!) በእርሱ ላይ የአላህ ስም ያልተወሰነውን አትብሉ:: እርሱም በእርግጥ አመጽ ነው:: ሰይጣናትም ወደ ወዳጆቻቸው በክትን በሙብላት ይከራከሯችሁ ዘንድ ያሸከሹካሉ:: ታዲያ ብትታዘዟቸው በእርግጥ አጋሪዎች ናችሁ::

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِصْحٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَيَّ أَوْلِيًّا يَهْمُ لِجَدِيدِكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

122. ሙት የነበረና ከዚያም ህያው አድርገው ለርሱም በሰዎች መካከል የሚሄድበትን ብርሃን ያደረግንለት በጨለማዎች ውስጥ ምንጊዜም የማይወጣ ሆኖ እንዳለው ብጤ ነውን? ልክ እንደዚሁ ለከላዲያን ሁሉ ይሰሩት የነበሩት ነገር ተዋብላቸው::

أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

123. ልክ እንደዚሁ በየከተማይቱ ውስጥ ታላላቅ ወንጀለኞቹ በውስጡ እንዲያሰሩ አደረግን:: በነፍሶቻቸው ላይ እንጂ በሌላ ላይ አያሰሩም:: ግን ይህን እውነታ አያውቁም::

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثَرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

124. ተዓምር በመጣላቸውም ጊዜ «የአላህ መልዕክተኞች የተሰጡትን ብጤ እስክንሰጥ ድረስ በፍጹም አናምንም» አሉ:: አላህ መልዕክቱን የሚያደርግበትን ስፍራ አዋቂ ነው:: እነዚያን በአላህ ያመጹ ሰዎች ይደልቱት በነበሩት ነገር አላህ ዘንድ ውርደትና ብርቱ ቅጣት ያገኛቸዋል::

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

125. አላህ ሊመራው የሚሻውን ሁሉ ልቡን ለኢስላም ይከፍትለታል:: ሊያጠመው የሚሻውን ደግሞ ልቡን ጠባብና ተቸጋሪ ወደ ሰማይ ለመውጣት እንደሚታገል ያደርገዋል:: ልክ እንደዚሁ

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ

كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾
አላህ በእነዚያ በማያምኑት ሰዎች ላይ ርክሶትን
ያደርጋል።

126. ይህ ያለህበት መንገድ ቀጥተኛ ሲሆን የጌታህ
መንገድ ነው። ለሚያስታውሱ ህዝቦች አናቅጽን
እርግጥ ዘርዝረናል።
وَهَذَا صِرَاطَ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

127. ለእነርሱም በጌታቸው ዘንድ የሰላም ሀገር
አላላቸው። እርሱ ይሰሩት በነበሩት ምክንያትም
ረዳታቸው ነው።
* لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾

128. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ሁሉንም
በአንድ ቦታ በሚሰበስባቸው ቀን የሚሆነውን
አስታውሱ። «የአጋንንት ቡድኖች ሆይ! ከሰዎች
ቡድንን በማጥመም በእርግጥ አበዛችሁ።» ይባላሉ።
ከሰዎችም መካከል የሆኑት ወዳጆቻቸው «ጌታችን
ሆይ! ከፊላችን በከፊሉ ተጠቀመ። ያንን ለእኛ
የወሰንክልንን ጊዜያችንን ደረስን።» ይላሉ። «እሳቲቱ
አላህ የሻው ጊዜ ሲቀር በውስጧ ዘወታሪዎች ስትሆኑ
መኖሪያችሁ ናት።» ይላቸዋል። (መልዕክተኞችን
ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ ጥበበኛና አዋቂ ነው።
وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعَشَرَ الْجَنِّ قَدْ
اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ
الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا
أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَنَا لَنَا قَالَ أَلْتَارُ مَثُوكُمْ
خَلِيدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

129. ልክ እንደዚሁ አንዳንድ በደለኞችን ይሰሩት
በነበሩት ጥፋት ምክንያት በከፊሎች ላይ
እንሾማለን።
وَكَذَلِكَ نُؤَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾

130. «የአጋንንትና የሰዎች ቡድኖች ሆይ! አንቀጾቹን
በእናንተ ላይ የሚተርኩ የዚህንም ቀናችሁን ቅጣት
ማግኘትን የሚያስፈራሯችሁ ከናንተው የሆኑ
መልዕክተኞች አልሙሉላችሁም ነበርን?» ይባላሉ።
«በነፍሶቻችን ላይ መሰከርን።» ይላሉ። የዱንያ
ህይወት አታለላቸው። በነፍሶቻቸው ላይ እነርሱ
ከሐዲያን የነበሩ መሆናቸውንም በራሳቸው
መሰከሩ።
يَمَعَشَرَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ
مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا
شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَعَرَّثْتُهُمُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾

131. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህ የሆነው
ጌታህ ከተሞችን ባለቤቶቻቸው (ማስጠንቀቂያ
ያልመጣላቸው) ዘንጊዎች ሆነው ሳሉ በበደል
ምክንያት አጥፊ ባለመሆኑ ነው።
ذٰلِكَ اَنَّ لَمْ يَكُنْ رَبِّكَ مُهْلِكَ الْفَرَى
يُظْلَمُ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾

132. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ለሁሉም
ከሰሩት (አንፃር) የተበላላጡ ደረጃዎች አሏቸው።
ጌታህም ከሚሰሩት ስራ ዝንጉ አይደለም።
وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

133. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህም በራሱ ተብቃቂ የእዝነት ባለቤት ነው። ቢሻ ከምድረ ገጽ ያጠፋችኋል። ከሌሎች ህዝቦችም ዘሮች እንዳስገኛችሁ ሁሉ ከበኋላችሁም የሚሻውን ሰው ይተካል።

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٣﴾

134. (ሰዎች ሆይ!) የምትቀጠሩት ሁሉ በእርግጥ መጪ ነው። እናንተም የምታቅቱ አይደላችሁም።

إِنْ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾

135. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ህዝቦቼ ሆይ! በችሎታችሁ ላይ ስሩ እኔ በችሎታይ ላይ ሰሪ ነኝና። ምስገንቱ ሀገር ገነት ለእርሱ የምትሆንላት ሰው ማን እንደሆነ ወደፊት ታውቃላችሁ። እነሆ በደላኞች ሁሉ ምንጊዜም አይደኑም።» በላቸው።

قُلْ يَتَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِلَىٰ غَايِلٍ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

136. አጋሪዎች ለአላህ ከፈጠራቸው ፍጡራን ከአዝመራውም ከግመል፣ ከከብት፣ ከፍዳይ፣ ከበጉም ድርሻን አደረጉላት። በሀሳባቸውም «ይህ የአላህ ነው፤ ይህ ደግሞ ለተጋሪዎቻችን ነው።» አሉ። ለተጋሪዎቻቸው የሆነው ነገር ወደ አላህ ምንጊዜም አይደርስም። ለአላህ የሆነው ነገር ግን ወደ ተጋሪዎቹ ይደርሳል አሉ። የሚፈረዱት ፍርድ ከፋ!

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْعِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

137. ልክ እንደዚሁ ከአጋሪዎች ለብዙዎቹ ሊያጠፋቸውና ሊያጠፋቸውንም በነሱ ላይ ሊያቀላቅሉባቸው ዘንድ ልጆቻቸውን መግደልን ተጋሪዎቻቸው ጣላታቱ አሳምሩላቸው። አላህም በሻ ኖሮ (ይህን ጸያፍ ተግባር) ባልሰሩት ነበር። እናም ከቅጥፈታቸው ጋር ተዋቸው።

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُزِدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾

138. በሀሳባቸውም «እነዚህ እርም የሆኑ ለማዳ እንሰሳና አዝመራ ናቸው። የምንሻለት ሰው እንጂ ሌላ ማንም አይበላቸውም። እነዚህ ደግሞ ጀርባዎቻቸው እርም የተደረገ ለማዳ እንሰሳ ናቸው። አይጫኑም። እነዚህ ሲታረዱ በእነርሱ ላይ የአላህን ስም የማይጠሩባቸውም እንሰሳት ናቸው።» አሉ። በእርሱ ላይ ለመቅጠፍ ነገሩን ወደ አላህ አስጠጉ። ይቀጥሩት በነበሩት ነገር በእርግጥ ይቀጣቸዋል።

وَقَالُوا هَذِهِ أُنْعَمٌ وَّحَرْتُ حِجْرًا لَا يَطْعَمَهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرِزْعِهِمْ وَأَنْعَمَ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَمَ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سِجِّيرِهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾

139. «እነዚህ እንሰሳት ሆዶች ውስጥ ያለው ጽንሱ ሁሉ ለወንዶቻችን ብቻ በተለይ የተፈቀደ ነው። በሚስቶቻችን ላይ ግን እርም የተደረገ ነው። ሙት ሆኖ ቢወለድ ግን ወንዶቹም ሆነ ሴቶች በእርሱ ላይ ተጋሪዎች ናቸው።» አሉ። ይህን በመቅጠፋቸው አላህ በእርግጥ ይቀጣቸዋል። እርሱ ጥበበኛና አዋቂ ነውና።

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَوْرَادِنَا وَإِنْ يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سِجِّيرِهِمْ وَصَفَّهُمْ إِنَّهُمْ كَافِرِينَ ﴿١٣٩﴾

140. እነዚያ ያለ እውቀት በሞኝነት ልጆቻቸውን የገደሉና አላህም የሰጣቸውን ሲሳይ በአላህ ላይ በመቅጠፍ በራሳቸው ላይ እርም ያደረጉ ሰዎች ሁሉ በእርግጥ ከሰሩ። ተሳሳቱም። ወደ ትክክለኛው መንገድም የተመሩ አልነበሩም።

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْبِرَاءَ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

141. አላህ ያ (በሀረጉ) ዳስ የሚያደርግላቸውንና ዳስ የማያደርግላቸውን አትክልቶች የፈጠረ ነው። የተምርን ዛፍ፣ አዝመራን፣ ፍሬዎቹ የተለያዩ ሲሆኑ ወይራንና ሩማንንም ቅጠላቸው ተመሳሳይና ጣዕማቸው የማይመሳሰል ሲሆኑ ፈጠረ። (ሰዎች ሆይ!) በፈራ ጊዜም ከፍሬው ብሉ። በጨዳዉም ቀን ተገቢውን (ዘካ) ለተገቢው ስጡላት። አታባክኑም። አላህ አባካኞችን አይወድምና።

* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَجْرٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَالشَّجَلِ وَالزَّرْعِ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَعَجْرٍ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

142. ከለማዳ እንሰሳዎቻም የሚጨኑትንም የማይጨኑትንም ፈጠረ። (ሰዎች ሆይ!) አላህ ከሰጣቸው ሲሳይ ብሉ። የሰይጣንንም እርምጃዎች አትከተሉ። እርሱ ለእናንተ ግልጽ ጠላት ነውና።

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٤٢﴾

143. ስምንትን ዓይነቶች፤ ከበግ ሁለትን (ወንድና ሴትን) ከፍለገም ሁለትን ፈጠረ። «ከሁለቱም ክፍሎች አላህ ወንዶችን ብቻ እርም አደረገን? ወይንስ ሴቶችን ብቻ? ወይስ በእርሱ ላይ የሁለቱ ሴቶች ማህጸኖች ያጠቃለሉትን እርም አደረገ? እውነተኛች እንደሆናችሁ በእውቀት (በአስረጂ) ንገሩኝ» በላቸው።

مَنْبِيَةَ أَوْجِحٌ مِنَ الضَّانِ أَثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ أَثْنَيْنِ قُلْ ءَأَلْدَكْرَيْنِ حَرَمَ أَمْ الْأُنثَيْنِ أَمْآ أَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ تَبَوَّئِي يَعْلَمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾

144. ከግመል ሁለትን፤ ከከብት ሁለትን ፈጠረ። «አላህ ከሁለቱ ወንዶችን ብቻ እርም አደረገን? ወይንስ ሴቶችን ብቻ? ወይስ የሁለቱ ሴቶች ማህጸኖች ያጠቃለሉትን? በእውነቱ አላህ በዚህ ነገር ባዘዘችሁ ጊዜ በበታው ነበራችሁን? ሰዎችን ያለ እውቀት ሊያጠም በአላህ ላይ ውሸትን ከቀጠፈ ሰው ይበልጥ በደለኛ ማን ነው? አላህ በደለኞችን ህዝቦች ቅኑን መንገድ አይመራም።» በላቸው።

وَمِنَ الْإِبِلِ أَثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ أَثْنَيْنِ قُلْ ءَأَلْدَكْرَيْنِ حَرَمَ أَمْ الْأُنثَيْنِ أَمْآ أَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾

145. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ወደ እኔ በተወረደው ቁርአን ውስጥ በክት ወይም የፈሰሰ ደም፤ ወይም የአሳማ ስጋ እርሱ እርኩስ ነውና፤ ወይም በአመጽ ከአላህ ስም ሌላ በእርሱ ላይ የተወሰበት ካልሆነ በስተቀር ተመጋቢ ላይ እርም የሆነ ነገር አላገኝም። አመጻኛና ወሰን ያለፈ ሳይሆን የተገደደ ሰው ከተወሰኑት ነገሮች ነፍስን የማዳን ያህል

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمِ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ عَجْرٍ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

ቢበላ ቃጢአት የለበትም። ጌታህ መሀረና አዛኝ ነውና።» በላቸው።

146. በአይሁዳውያን ላይ የጥፍር ባለቤት እንስሳትን ሁሉ እርም አደረግንባቸው። ከከብት፤ ከፍየልና ከባግ ሞራዎቻቸውን፤ ጀርባዎቻቸው ወይም አንጀቶቻቸው የተሸከሙት ወይም በአጥንት የተቀላቀሉ ስብ ሲቀር በእነርሱ ላይ እርም አደረግን። በአመፃቸው ምክንያት ይህን በማድረግ ቀጣናቸው። እኛም እውነተኞች ነን።

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ آخُوايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبِعْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾

147. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ቢያስተባብሩልህ:- «ጌታችሁ የሰፊ ችሮታ ባለቤት ነው። ብርቱ ቅጣቱም ከአመጻኞች ህዝቦች ላይ አይመለስም።» በላቸው።

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾

148. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «እነዚያ በአላህ ያጋሩት ሰዎች አላህ በሻ ኖሮ እኛም ሆነ አባቶቻችን በአላህ ባላጋራና አንዳችንም ነገር እርም ባላደረግን ነበር።» ይላሉ። ልክ እነዚህ እንደ አስተባባሪ ሁሉ እነዚያ ከበፊታቸው የነበሩ ሕዝቦችም ብርቱ ቅጣታችንን እስከ ቀመሱ ድረስ አስተባባሩ። «ለእኛ ታስተምሩን ዘንድ ማጋራታችሁን ለመውደዱ እናንተ ዘንድ እውቀት አለን? ጥርጣሬን እንጂ ሌላ አትከተሉም። እናንተ ዋሾዎች እንጂ ሌላ አይደላችሁም።» በላቸው።

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءَنَا وَلَا آَبَاءُؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَوْلَا أَن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾

149. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «የተሟላው ማስረጃ የአላህ ማስረጃ ብቻ ነው። በፈለገ ኖሮ ሁላችሁንም ባቀናችሁ ነበር።» በላቸው።

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾

150. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «እነዚያ አላህ ይህንን እርም ማድረጉን የሚመሰክሩትን ምስክሮቻችሁን እስቲ አምጡ።» በላቸው። ቢመሰክሩም ከእነርሱ ጋር አትመስክር። የእነዚያን በአናቅጻችን ያስተባባሩትን፤ የእነዚያንም በጌታቸው ሌላን የሚያስተካክሉ ሲሆኑ በመጨረሻይቱ ዓለም የማያምኑትን ሰዎች ዝንባሌዎች አትከተል።

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَيْبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾

151. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በላቸውም: «ኑ ጌታችሁ በእናተ ላይ እርም ያደረገውን ነገርና (በእርሱም ያዘዛችሁን) ላንብብላችሁ። እርሱም በአላህ ምንንም ነገር አታጋሩ። ለወላጆቻችሁም በጎ ስራን ስሩ። ልጆቻችሁንም ድህነትን ፈርታችሁ አትግደሉ። እኛ እናንተንም ሆነ እነርሱን

* قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْتُمْ حُنَّ تَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

እንመግባችኋለንና። ወደ ግልፅም ይሁን ድብቅ መጥፎ ስራ አትቅረቡ። ያችንም አላህ እርም ያደረጋችን ነፍስ በሀቅ ቢሆን እንጂ አትግደሉ። ይሁችሁ! ታውቁ ዘንድ በእርሱ አዘዛችሁ።

إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

152. «የየቲምንም ገንዘብ አካለ መጠን እስኪድረስ ድረስ በመልካም ሁኔታ እንጂ አትቅረቡ። ስፍርንና ሚዛንንም በትክክል ሙሉ። ማንኛውም ነፍስ የችሎታዋን ያህል እንጂ አናስገድድም። በተናገራችሁ ጊዜ በዘመዶቻችሁ ላይ ቢሆንም እንኳ እውነትን በመናገር አስተካክሉ። በአላህ ቃል ኪዳን ሙሉ። ይሁችሁ ትገሰጹ ዘንድ አላህ በእርሱ አዘዛችሁ።

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

153. «ይህ ቀጥተኛው መንገድ ነው። እናም እርሱን ብቻ ተከተሉ። የተለያዩ የጥመት መንገዶችንም አትከተሉ። ከቀጥተኛው የርሱ መንገድ እናንተን ይለያይዎቻልና። ይሁችሁ ትጠነቀቁ ዘንድ አላህ በእርሱ አዘዛችሁ።»

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَلُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

154. ከዚያ ለሙሳ መፅሀፍ ሰጠው መልካም በሰራው ላይ ጸጋችንን ለማሟላት፤ ነገርንም ሁሉ ለመዘርዘር፤ ለህዝቦቹም መሪና እዝነት ይሆን ዘንድ። እነርሱ ከጌታቸው በመገናኘት ጉዳይ ሊያምኑ ይከጀላልና።

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَىٰ الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَالَمِهِم بِإِقْبَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

155. ይህ ያወረድነው የሆነ የተባረከ መጽሐፍ ነው። እናም ተከተሉት፤ ይታዘንላችሁም ዘንድ ከክህደት ተጠንቀቁ።

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مِيزَانًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾

156. (ያወረድነውም) «መጽሐፍ የተወረደው ከፊታችን በነበሩ ሁለቱ ህዝቦች ላይ ብቻ ነው። እኛም ከንባባቸው ዘንጊዎች ነበርን» እንዳትሉም ነው።

أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾

157. ወይም «እኛ መጽሐፍ በእኛ ላይ በተወረደ ያኖር ከእነርሱ ይበልጥ የተመራን እንሆን ነበር።» እንዳትሉም ነው። ስለዚህም ከጌታችሁ ግልጽ ማስረጃ፤ መመሪያ እና እዝነት በእርግጥ መጣላችሁ። በአላህ አናቅጽ ካስተባበለና ከእርሱም ከዘረ ሰው ይበልጥ ራሱን በዳይ ማን ነው? እነዚያን አናቅጽን የሚተውትን ይተውት በነበሩት አንቀጽ ምክንያት ብርቱ ቅጣት በእርግጥ እንቀጣቸዋለን።

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَّا إِنْتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

158. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከሐዲያን መላዕክት ልትመጣላቸው ወይንም ጌታህ ሊመጣ ወይም ከጌታህ ምልክቶች ከፊሉ ሊመጣ እንጂ ሌላን

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ

ይጠባበቃሉን? ከጌታህ ምልክቶች ከፊሉ የሚመጣበት ቀን ግን ከዚያ በፊት አማኝ ያልነበረች ነፍስ ሁሉ ወይም አምና በእምነቷ በጎ ያልሰራች ነፍስ ሁሉ እምነቷ (ጸጸቷ) አይጠቅማትም። «ያን ቀን እናንተም ተጠባባቁ እኛም ተጠባባቂዎች ነን።»
 مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾

159. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነዚያ ሃይማኖታቸውን ከለያዩና ቡድን ቡድን ከሆኑ (ሰዎች) ጋር አይደለህም። ነገራቸው ወደ አላህ ብቻ ነው። ከዚያም ይሰሩት የነበሩትን ሁሉ ይነግራቸዋል።
 إِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَابًا لَسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

160. መልካምን ስራ የሰራ ሁሉ ለእርሱ አስር እጥፍ ምንዳ አሉት። ክፉ ስራን የሰራ ግን መሰሏን ብቻ እንጂ አይመነዳም። እነርሱም ቅንጣት አይበደሉም።
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

161. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እኔ ጌታዬ ወደ ቀጥተኛው መንገድ፤ የተስተካከለ ወደሆነው ሃይማኖት የኢብራሂም መንገድ መራኝ። እሱም ከአጋሪዎች አልነበረም።» በል።
 قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

162. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በላቸው፡ «ስግደቱ፤ መገዛቱ (መስዋዕቱ)፤ ሕይወቱ፤ ሞቱ የሚገባው ለዓለማት ጌታ ለሆነው ለአላህ ብቻ ነው።
 قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

163. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ለእርሱ (አላህ) አጋር የለዉም። በዚህ (አላህን ከተጋሪ በማጥራት) ታዘዝሱ። እኔ የሙስሊሞች መጀመሪያ ነኝ።» በል።
 لَا شَرِيكَ لَهِ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

164. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «አላህ የሁሉ ጌታ ሲሆን ከአላህ በስተቀር ሌላን ጌታ እፈልጋለሁን? ነፍስ ሁሉ በራሷ ላይ እንጂ ክፉን አትሰራም። ወንጀለኛ ነፍስ ሁሉ የሌላይቱን ነፍስ ኃጢአት አትሸከምም። ከዚያ መመለሻችሁ ወደ ጌታችሁ ነው። ከዚያም ትለያዩበት የነበራችሁትን ሁሉ ይነግራችኋል» በላቸው።
 قُلْ أَعْبُدُ اللَّهَ أَعْبَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

165. (ሰዎች ሆይ!) እርሱ (አላህ) ያ በምድር ላይ ምትኮች ያደረጋችሁ በሰጣችሁም ጸጋ ሊፈትናችሁ ከፈላችሁን በከፊሉ ላይ በደረጃዎች ከፍ ያደረገ ሃያል ጌታ ነው። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ ቅጣቱ ፈጣን ነው። አላህ እጅግ መሀሪና ፍህፍህ ነው።
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

ሱረቱ አል-አዕራፍ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. አሊፍ፤ ላም፤ ሚም፤ ሷድ:: ① المص

2. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህ ልታስጠነቅቅበትና ለምእመናንም መገሰጫ እንዲሆን ወደ አንተ የተወረደ ቁርአን ነው:: ስለዚህ ልብህ ውስጥ ከእርሱ ጭንቀት አይኑር:: ﴿ كَتَبْنَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ② ﴾

3. (ሰዎች ሆይ!) ከጌታችሁ ወደ እናንተ የተወረደላችሁን መልዕክት ተከተሉ:: ከአላህ ሌላ ረዳቶችን አትከተሉ:: ጥቂትን ብቻ ትገሰግላችሁ:: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ③ ﴾

4. ከከተማ (ሰዎች) መካከል ልናጠፋቸው የረላግነውንና ወዲያውኑ ብርቱ ቅጣታችን ሌሊት ወይም ቀን እነርሱ በቀትር አርፈው ሳሉ የመጣባቸው ብዙ ህዝቦች ናቸው:: ﴿ وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ④ ﴾

5. ቅጣታችንም በመጣባቸው ጊዜ ጸሎታቸው «እኛ በይላኞች ነበርን::» ከማለት በስተቀር ሌላ አልነበረም:: ﴿ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ⑤ ﴾

6. ከዚያ ወደ እነርሱ የተላከባቸውን ህዝቦችና መልዕክተኞቹንም እንጠይቃቸዋለን:: ﴿ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ⑥ ﴾

7. ከዚያም በእነርሱ ላይ የነበሩትን ሁሉ ከእውቀት ጋር እንተርክላቸዋለን:: ከእነርሱ የራቅን አልነበርንምና:: ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ⑦ ﴾

8. የዚያን ቀኑ ሚዛን ትክክለኛ ነው:: እናም እነዚያ ሚዛኖቻቸው የከበዱላቸውም እነዚያ እነርሱ የረላጉትን ያገኙ እነርሱ ብቻ ናቸው:: ﴿ وَأَوْرَثْنَا يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ أَحَقُّ بِهَا مَن قُتِلَ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑧ ﴾

9. እነዚያ ሚዛኖቻቸው የቀለሉባቸውም በአናቅጻችን ይክዱ በነበሩት ምክንያት ነፍሶቻቸውን ያከሰሩት ናቸው:: ﴿ وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ⑨ ﴾

10. (ሰዎች ሆይ!) በምድር ላይ በእርግጥም አስመቸናችሁ:: በእርሷም ላይ ለእናንተ መኖሪያዎችን አደረግንላችሁ:: ጥቂትን ብቻ ታመሰግናላችሁ:: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ⑩ ﴾

11. በእርግጥም ፈጠርናችሁ። ከዚያም ቀረጽናችሁ። ከዚያም ለመላዕክት «ለአደም ስገዱ።» አልገን። ወዲያዉም ሁሉም ሰገዱ። ኢብሊስ ብቻ ሲቀር። እሱማ ከሰጋጆቹ አልሆነም።

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١١﴾

12. አላህም «ዲያብሎስ ሆይ! ባዘዘኩህ ጊዜ ከመስገድ ምን ከለከለህ?» አለው። ዲያብሎስም «እኔ ከእርሱ የበለጥኩ ነኝ። እኔን ከእሳት ፈጠርከኝ እርሱን ግን ከጭቃ ፈጠርከው።» አለ።

12. አላህም «ዲያብሎስ ሆይ! ባዘዘኩህ ጊዜ ከመስገድ ምን ከለከለህ?» አለው። ዲያብሎስም «እኔ ከእርሱ የበለጥኩ ነኝ። እኔን ከእሳት ፈጠርከኝ እርሱን ግን ከጭቃ ፈጠርከው።» አለ።

قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾

13. (አላህም) «ከእርሷ ውረድ። በእርሷ ውስጥ ልትከራ አይገባህምና። ውጣም። አንተ ከወራዶቹ ነህና።» አለው።

13. (አላህም) «ከእርሷ ውረድ። በእርሷ ውስጥ ልትከራ አይገባህምና። ውጣም። አንተ ከወራዶቹ ነህና።» አለው።

قَالَ فَأَهِيظْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾

14. (ኢብሊስም)፡ «እስከሚቀሰቀሱበት ቀን ድረስ አቆዖኝ።» አለ።

14. (ኢብሊስም)፡ «እስከሚቀሰቀሱበት ቀን ድረስ አቆዖኝ።» አለ።

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾

15. አላህ «አንተ ከሚቆዩት ነህ።» አለው።

15. አላህ «አንተ ከሚቆዩት ነህ።» አለው።

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾

16. (ኢብሊስም) አለ፡ «ስለጠመምከኝም ለእነርሱ በቀጥተኛው መንገድ ላይ በእርግጥ እቀመጥባቸዋለሁ።»

16. (ኢብሊስም) አለ፡ «ስለጠመምከኝም ለእነርሱ በቀጥተኛው መንገድ ላይ በእርግጥ እቀመጥባቸዋለሁ።»

قَالَ فِيمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾

17. «ከዚያም ከበስተፊቶቻቸው፤ ከየኋላቸውም፤ ከየቀኛቸውና ከየግራዎቻቸውም በእርግጥ እመጣባቸዋለሁ። አብዛኞቻቸውንም አመስጋኞች ሆነው አታገኛቸውም።» አለ።

17. «ከዚያም ከበስተፊቶቻቸው፤ ከየኋላቸውም፤ ከየቀኛቸውና ከየግራዎቻቸውም በእርግጥ እመጣባቸዋለሁ። አብዛኞቻቸውንም አመስጋኞች ሆነው አታገኛቸውም።» አለ።

ثُمَّ لَا يَبُغِيهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلْفَهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾

18. «የተጠላህ ብራሪ ስትሆን ከእርሷ ውጣ። ከእነርሱ መካከልም አንተን ከተከተሉህ እና አንተንም ሁላችሁንም ገሀንምን በእርግጥ በእናንተ እሞላታለሁ።» አለው።

18. «የተጠላህ ብራሪ ስትሆን ከእርሷ ውጣ። ከእነርሱ መካከልም አንተን ከተከተሉህ እና አንተንም ሁላችሁንም ገሀንምን በእርግጥ በእናንተ እሞላታለሁ።» አለው።

قَالَ أَخْرَجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْخُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

19. «አደም ሆይ! አንተና ሚስትህ በገነት ውስጥ ተቀመጡ። በእርሷም ውስጥ እንደፈለጋችሁ ተመገቡ። ግን ይህችን ዘፍ አትቅረቡ። ራሳቸውን ከሚበድሉት ትሆናላችሁና።» አላቸው።

19. «አደም ሆይ! አንተና ሚስትህ በገነት ውስጥ ተቀመጡ። በእርሷም ውስጥ እንደፈለጋችሁ ተመገቡ። ግን ይህችን ዘፍ አትቅረቡ። ራሳቸውን ከሚበድሉት ትሆናላችሁና።» አላቸው።

وَيَتَعَادَمُ اسْتَكُنَّ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

20. ሰይጣንም ከሀፍረተ ገላቸው የተሸገገውን ሊገልጽባቸው በድብቅ ንግግር ጎተጎታቸው። «ንታችሁ እኮ መልአኮች እንዳትሆኑ ወይም ከዘላለም ኗሪዎቹ እንዳትሆኑ እንጂ ከዚህች ዘፍ አልከለከላችሁም።» አላቸው።

20. ሰይጣንም ከሀፍረተ ገላቸው የተሸገገውን ሊገልጽባቸው በድብቅ ንግግር ጎተጎታቸው። «ንታችሁ እኮ መልአኮች እንዳትሆኑ ወይም ከዘላለም ኗሪዎቹ እንዳትሆኑ እንጂ ከዚህች ዘፍ አልከለከላችሁም።» አላቸው።

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

21. «እኔ ለእናንተ በእርግጥ ከሚመክሯችሁ ነኝ።» ሲልም ማለላቸው።

21. «እኔ ለእናንተ በእርግጥ ከሚመክሯችሁ ነኝ።» ሲልም ማለላቸው።

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَلنَّصِيحِينَ ﴿٢١﴾

22. በማታለልም አዋረዳቸው። ከዛሬቱም በቀመሱ ጊዜ ሀፍረተ ገላቸው የሁለቱም ተገለጠባቸው። ከገነት ቅጣልም በላያቸው ላይ ይደርቱ (ይለጥፉ) ጀመር።

22. በማታለልም አዋረዳቸው። ከዛሬቱም በቀመሱ ጊዜ ሀፍረተ ገላቸው የሁለቱም ተገለጠባቸው። ከገነት ቅጣልም በላያቸው ላይ ይደርቱ (ይለጥፉ) ጀመር።

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِيفًا يُخِصِّفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ

ጌታቸውም «ይህችን ዛፍ አልከለከልኪችሁም ነበርን? ሰይጣንም ለእናንተ ግልጽ ጠላት ነው አላልኪችሁም ነበርን?» ሲል ጠራቸው።

وَرَقِ الْجَنَّةَ وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾

23. «ጌታችን ሆይ! ነፍሶቻችንን በደልን። ባትምረንና ባታዝንልን በእርግጥ ከከሰሪዎቹ እንሆናለን።» አሉ።

قَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

24. (አላህም) «ከፊላችሁ ለከፊሉ ጠላት ሲሆን ከዚህ ዉጡ ወደ ምድር ውረዱ። ለእናንተም በምድር ላይ እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ መርጊያና መጠቀሚያ አላችሁ።» አላቸው።

قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾

25. «በእርሷ ላይ ትኖራላችሁ። በእርሷም ላይ ትሞታላችሁ። ከእርሷም ውስጥ ትወጣላችሁ።» አላቸው።

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

26. የአደም ልጆች ሆይ! ሀፍረተ ገላችሁን የሚሸሽግን ልብስና ጌጥን በእርግጥ በእናንተ ላይ አወረድን። አላህን የመፍራትም ልብስም እርሱ የተሻለ ነው። ይህ ከአላህ ተዓምራት ነው። ይገሰጹ ዘንድ አወረደላቸው።

بَيْنِي عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورَىٰ سَوَاءَ بَعْضُكُمْ مِن رِّبِيئًا وَلِبَاسٌ الْتَقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

27. የአደም ልጆች ሆይ! ሰይጣን አባታችሁንና እናታችሁን ሀፍረተ ገላቸውን ሊያሳዩባቸው ልብሶቻቸውን ከእነርሱ የገፈፋቸው ሲሆን ከገንቱ እንዳወጣቸው ሁሉ እናንተንም አይሞክራችሁ። እነሆ እርሱ ከነሰራዊቱ ከማታዩዋቸው ስፍራ ሁነው ያዩቸዋል። እኛ ሰይጣናትን ለእነዚያ ለማያምኑት ወዳጆች አድርገናል።

بَيْنِي عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاءَ لِيهِمَا إِنَّهُ يَرُوكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾

28. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) መጥፎንም ሥራ በሠሩ ጊዜ፡- «በእርሷ ላይ አባቶቻችንን አገኘን። አላህም በእርሷ አዘናል።» ይሉ። «አላህ በመጥፎ ነገር አያዝም፤ በአላህ ላይ የማታውቁትን ትናንራላችሁን?» በላቸው።

وَإِذَا فَعَلُوا فَحِيصَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

29. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ጌታዬ በማስተካከል በፍትህ አዘዘ። በየመስገጃ ቦታ ዘንድም ፊቶቻችሁን እርሱን ለመገዛት አስተካክሉ። ሃይማኖትንም ለእርሱ ብቻ ፍጹም አድርጋችሁ አምልኩት። መጀመሪያ እርሱ እንደፈጠራችሁ በመጨረሻም ወደ እርሱ ትመለሳላችሁና።» በላቸው።

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

30. ከፊሎን ወደ ቅን መንገድ መራ። ከፊሎቹ ደግሞ በእነርሱ ላይ ጥመት ተረጋግጦባቸዋል። እነርሱ ሰይጣናትን ከአላህ ሌላ ረዳቶች አድርገው ይዘዋልና። እነርሱም ቅኑን መንገድ የተመሩ እንደሆኑ ያስባሉ።

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

31. የአደም ልጆች ሆይ! ሀፍረተ ገላችሁን የሚሸፍኑትን ጌጦቻችሁን በየመስገጃው ሁሉ ዘንድ ያዙ። ብሉም ጠጡም። ግን አታባክኑ። እርሱ (አላህ) አባባቸውን አይወድምና።

﴿يَبْنِيْ عَادَمَ خُدُوًا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾ ﴿٣١﴾

32. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ያችን ለባሮች የፈጠራትን የአላህን ጌጥ ከሲሳይ ጥሩዎቹን እርም ያደረገ ማን ነው?» በላቸው። «እርሷ በትንሳኤ ቀን ለነዚያ በትክክል ለመኑት ብቻ ስትሆን በቅርቡቱ ህይወትም ተገቢያቸው ናት።» በላቸው። ልክ እንደዚሁ ለሚያውቁ ህዝቦች ሁሉ አናቅጽን እናብራራለን።

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلذَّيْنِ عَامَّةً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

33. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ጌታዬ እርም ያደረገው የተገለጸም ሆነ የተደበቀን መጥፎ ስራን፣ ታጢአትን፣ ያለ አግባብ መበደልንም፣ በእርሱም ማስረጃ ያለወረደበትን ጣኦት በአላህ ማጋራታችሁንና በአላህም ላይ የማታውቁትን መናገራችሁን ብቻ ነው።» በላቸው።

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنَّمِ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

34. ለህዝቦች ሁሉ የተወሰነ ጊዜ አላቸው። እናም ጊዜያቸው በደረሰ ወቅት አንዲትንም ሰዓት አይዘገዩም። ከጊዜያቱም አይቀድሙም።

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

35. (የአደም ልጆች ሆይ!) ከናንተ መካከል አንቀጥቼን የሚያነቡላችሁ መልዕክተኞች ቢመጡላችሁ ከናንተ ክህደትን የተጠነቀቁና በጎንም ተግባር የሠሩ ሁሉ ምንም ፍርሀት የለባቸውም። ምንም አያዝኑምም።

يَبْنِيْ عَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ آتَقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾

36. እነዚያ በአናቅጻችን ያስተባበሉና ከእርሷ የከሩ ሁሉ እነዚያ የእሳት ጓዶች ናቸው። እነርሱም በእርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው።

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾

37. በአላህ ላይ ውሸትን ከቀጠፈ ወይም በአናቅጹ ካስተባበለ ይበልጥ በዳይ ማን ነው? እነዚያ ከተጻፈላቸው ከመጽሐፍ ውስጥ ሲሆን ድርሻቸው ያገኛቸዋል። የሞት መልዕክተኞቻችንም የሚገድሏቸው ሆነው በመጡባቸው ጊዜ «ከአላህ ሌላ ትገዟቸው የነበራችሁት የት አሉ?» ይሏቸዋል። «ከእኛ ተሰወሩብን» ይላሉ። እነርሱም ከሐዲያን እንደነበሩ በነፍሳቸው ላይ ይመሰክራሉ።

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

38. «ከጋኔንና ከሰዉም ከናንተ በፊት በእርግጥ ካለፉት ህዝቦች ጋር ሆናችሁ እሳት ውስጥ ግቡ።» ይላቸዋል። አንዲቱ ቡድን ህዝብ ወደ እሳት በገባች ቁጥር ያሳሳተቻትን ብጤዋን ቡድን ትረግማለች። መላዉም በውስጧ ተሰብስበው በተገናኙ ጊዜ የኋለኛይቱ (ተከታዮች) ቡድን ለመጀመሪያይቱ (ለአስከታዮች) ቡድን፡- «ጌታችን ሆይ! እነዚህ አሳሳቱን ከእሳትም ስቃይ እጥፍን ስጣቸው።» ትላለች። አላህም፡- «ለሁሉም እጥፍ አለው ግን አታውቁም።» ይላቸዋል።

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْحَيِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ لَكُنَّا دَخَلْنَا أُمَّةً لَعَنَتْ أَخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آدَارُكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرَجْنَاهُمْ لِأَوْلَادِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِبْنَاهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنَّ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

39. መጀመሪያይቱ ቡድንም ለኋለኛይቱ ቡድን «ለእናንተ በእኛ ላይ ምንም ብልጫ አልነበራችሁም ትላለች። ትሠሩትም በነበራችሁት ቅጣቱን ቅመሱ።» ይሏቸዋል።

وَقَالَتْ أَوْلَادُهُمْ لِأَخْرَجْنَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

40. እነዚያ አናቅጻችንን ያስተባበሉና ከእርሷም የኮሩ ሁሉ ለእነርሱ የሰማይ ደጃፎች አይከፈቱላቸዉም። ግመል በመርፌ ቀዳዳ እስከሚገባ ድረስም ወደ ገነት አይገቡም። ልክ እንደዚሁ አመጻኞችን እንቀጣለን።

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

41. ለእነርሱም በሥራቸው ምክንያት ከገሀነም እሳት ምንጣፍ ከበላያቸዉም የእሳት መሸፈኛዎች አሉባቸው። ልክ እንደዚሁ በደለኞችን እንቀጣለን።

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ قَوَائِمٍ عَوَائِشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

42. እነዚያ በአላህ ያመኑና መልካሞችን የሰሩ ማንኛውንም ነፍስ የችሎታዋን እንጂ አናስገድድም። እነዚያ የገነት ሰዎች ናቸው። እነርሱም በእርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው።

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾

43. በልቦቻቸው ውስጥ ያለውን ጥላቻም እናስወግዳለን። ወንዞች በሥሮቻቸው ይፈሳሉ። «ለዚያም ወደዚህ ላይረሰን ሥራ ለመራን ለአላህ ብቻ ምስጋና ይገባው። አላህ ባልመራን ኖሮ ወደዚህ አንመራም ነበር። የጌታችን መልዕክተኞች በእውነት ላይ ሲሆኑ መጥተውልናል።» ይላሉ። «ይህ ገነት ትሠሩት በነበራችሁት እንድትወርሱት የተደረጋችሁት ነው።» በማለት ይጠራሉ።

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبَّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ أَوْرَثُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

44. የገነት ሰዎች የእሳት ሰዎችን «ጌታችን ቃል የገባልንን እውነት ሆኖ አገኘን እናንተስ ጌታችሁ የዛተባችሁን እውነት ሆኖ አገኛችሁትን?» ሲሉ ይጣራሉ። የእሳት ሰዎችም «አዎን አገኘን» ይላሉ።

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

በመካከላቸውም «የአላህ እርግጣን በበደለኞች ላይ ይሁን» ሲል አዋጅ ገጋሪ ያውጃል።

45. በደለኞች ማለት እነዚያ ከአላህ መንገድ ሌሎችን ክፍሎች የሚከለክሉና የአላህ መንገድ እንድትጣመም የሚፈልጉ በመጨረሻዎ ዓለም ከሐዲያን የሆኑ ሰዎች ብቻ ናቸው።
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ﴿٤٥﴾

46. በገነት ሰዎችና በገሀነም ሰዎች መካከል አዕራፍ የሚባል ከባድ መጋረጃ አለ። በአዕራፍ ላይ ሁሉንም በምልክታቸው የሚያውቁ ሰዎች አሉ። የገነትን ሰዎችን «ሰላም እጅናንተ ይሁን» በማለት ይጠራሉ። የአዕራፍ ሰዎች ገነት መግባትን የሚከፍሉ ሲሆኑ ገና እንዲገቡ አልተደረጉም።
وَيَبْتَنُّهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَانِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾

47. ዓይኖቻቸው ወደ እሳት ሰዎች አቅጣጫ በተዘና ጊዜም፡- «ንታችን ሆይ! እባክህ ከበደለኞች ጋር አታድርገን?» ይላሉ።
* وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

48. የአዕራፍ ሰዎች በምልክታቸው የሚያውቁቸውን ታላላቅ ሰዎች ይጠራሉ። «ክምችታችሁና (ብዛታችሁና) ኩራታችሁ ምን ጠቀማችሁ?» ይሏቸዋል።
وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَانِهِمْ قَالُوا مَا أَعْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾

49. «እነዚያ የአላህ ችሮታው አይደርሳቸውም ብላችሁ የማላችሁት ወገኖች ናቸውን? ገነትን ግቡ። (አሁን ግን) ፍርሃት የለባችሁም። እናንተም አታዝኑም።» (ተባሉ ይሏቸዋል።)
أَهْوَلَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾

50. የእሳት ሰዎች የገነት ሰዎችን «በእኛ ላይ ውሃ ወይም አላህ ከሰጣችሁ ሲሳይ እባካችሁ ጣሉልን (አፍስሱልን)» ብለው ይጠሯቸዋል። የገነት ሰዎችም «እነዚህ ሲሳዩች እኮ አላህ በከሐዲያን ላይ እርም አድርጓቸዋል።» ይሏቸዋል።
وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ﴿٥٠﴾

51. ለእነዚያ ሃይማኖታቸውን መሰላቂያና መጨወቻ አድርገው የያዙና የቅርቢቱ ህይወት ያታለላቸው የዚህን ቀን መገናኘታቸውን እንደ ረሱና በተአምራታችን ይክዱ እንደ ነበሩ ሁሉ ዛሬ እኛም እንረሳቸዋለን (እንተዋቸዋለን)።
الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَعَرَّتْهُمْ آخِرَةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ تَنسَلُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

52. ከእውቀት ጋር የዘረዘርነው የሆነን መጽሐፍ ለሚያምኑ ህዝቦች መመሪያና እዝነት ሲሆን አመጣንላቸው።
وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

53. የዛቻውን ፍጻሜውን እንጂ ሌላ ይጠባበቃሉን? (አይጠባበቁም)። ፍጻሜው በሚመጣበት ቀን ግን
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ وَيَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلٍ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ

እነዚያ ከመምጣቱ በፊት የረሱት ሰዎች «የጌታችን መልዕክተኞች በእውነት መጥተዋል። ለእኛስ ያማልዱን ዘንድ አማላጆች አሉን? ወይስ ከዚያ እንጋራው ከነበርነው የተለየ ስራ እንድንሰራ ዘንድ ዕድሉ ይሰጠናልን?» ይላሉ። በእርግጥም ራሳቸውን ይከስራሉ። ይቀጥፏት የነበረው ሁሉ ከንቱ ሆኖ ያገኙታል።

رَبَّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٧﴾

54. (ሰዎች ሆይ) ጌታችሁ አላህ ያ ሰማያትንና ምድርን በስድስት ቀናት ውስጥ የፈጠረና ከዚያም በዐርሹ ላይ ከፍ ያለ ነው። ቀኑንም በሌሊቱ ይሸፍነዋል። ሁለቱም እርስ በእርስ በፍጥነት ይፈላለጋሉ። ጸሐይ ጨረቃና ከዋክብት በትዕዛዙ የተገሩ ናቸው። አስተውሉ! መፍጠርም ማዘዝም የእርሱ (የአላህ) ነው። የዓለማት ጌታ የሆነው አላህ ክብሩ ላቀ።

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُعْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسْحَرَاتٍ يَا مُرَّةٌ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

55. ጌታችሁን ተናንሳችሁና ተዋርዳችሁ በድብቅ ለምኑት። እርሱ ወሰን አላፈዎችን አይወድምና።

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

56. ምድር ከተበጀች በኋላ አታበላሷት። አላህን ፈርታችሁና ከጅላችሁ ተገዙት። የአላህ እዝነት ለበጎ አድራጊዎች ሁሉ ቅርብ ነውና።

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْقًا وَقَطْمَعًا إِنْ رَحِمَتِ اللَّهُ قَرْيَةً مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

57. አላህ ያ ንፋሶችን ከዝናብ በፊት አብሳሪዎች አድርጎ የሚልክ ነው። ከባዶችንም ደመናዎች በተሸከሙ ጊዜ ሙት ወይ ሆነ አገር እንነዳለን። በእነርሱም ውሃን እናወርዳለን። እናም ከፍሬዎች ሁሉ በእነርሱ እናወጣለን። ልክ እንደዚሁ ሙታንን ከመቃብር እናስወጣለን። ይህን የምንለው ትገነዘቡ ዘንድ ነው።

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ تَخْرُجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

58. መልካሙ አገር በጌታው ፈቃድ በቃዩ ያማረ ሆኖ ይወጣል። ያ መጥፎ የሆነው አገር ደግሞ በቃዩ ደካማ ሆኖ እንጂ አይወጣም። ልክ እንደዚሁ ለሚያመሰግኑ ህዝቦች ተዓምራትን እናብራራለን።

وَالْبَلَدِ الطَّيِّبِ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًّا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَّامَ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

59. ኑሕን ወደ ወገኖቹ ላክነው። «ወገኖቹ ሆይ! አላህን ብቻ ተገዙ። ለእናንተ ከእርሱ ሌላ ምንም አምላክ የላችሁም። እኔ በእናንተ ላይ የከባድ ቀንን ቅጣት እፈራላችኋለሁ።» አላቸው።

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾

60. ከህዝቦቹ መካከል መሪዎቹ «እኛ በግልጽ ስህተት ውስጥ ሆነህ እናይሁለን።» አሉት።

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرْنَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾

61. ኑሕም አለ: «ወገኖቼ ሆይ! ምንም መሳሳት የለብኝም። ግን እኔ ከዓለማት ጌታ መልዕክተኛ ነኝ።»
مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾

62. «የጌታዬን መልዕክቶች አደርስላችኋለሁ። ለናንተም እመክራችኋለሁ። ከአላህ በኩልም የማታውቁትን አውቃለሁ።»
أَبْلَغُكُمْ رَسُولَتِ رَبِّي وَأَنْصَحَ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

63. «አላህን ልትፈሩና ይታዘንላችሁም ዘንድ ከናንተው ጎሳ መካከል በሆነ ሰው ላይ እንዲያስጠነቅቃችሁ ከጌታችሁ ግሳጼ ስለመጣላችሁ ትደነቃላችሁ?» አላቸው።
أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾

64. ወዲያውም አስተባበሉት። እርሱንና እነዚያን ከእርሱ ጋር ያሉትንም በታንኳዋ ውስጥ አዳንናቸው። እነዚያን በአናቅጻችን ያስተባበሉትን ግን በባህር አሰመጥናቸው። እነርሱ ልቦ እውራን ህዝቦች ነበሩና።
فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَعْرِفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾

65. ወደ ዓድ ህዝቦችም ወንድማቸውን ሁድን ላክን። «ወገኖቼ ሆይ! አላህን ብቻ ተገዙ። ከእርሱ ሌላ ምንም አምላክ የላችሁም። የአላህን ቅጣት አትፈሩም?» አላቸው።
* وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾

66. ከህዝቦቹ መካከል መሪዎቹም «እኛ ብሞኝነት ላይ ሆነህ እናይሀለን። እኛ ከውሸተኞቹ ነህ ብለንም እንጠረጥርሀለን።» አሉት።
قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرْنَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾

67. እርሱም አላቸው:- «ወገኖቼ ሆይ! እኔ ሞኝነት የለብኝም። ግን እኔ ከአለማት ጌታ የተላኩ ነኝ።»
مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾

68. «የጌታዬን መልዕክቶች አደርስላችኋለሁ። እኔም ለእናንተ ታማኝና መከሪ ነኝና።»
أَمِينٌ ﴿٦٨﴾

69. ያስጠነቅቃችሁ ዘንድ ከናንተው መካከል በሆነ ሰው ከጌታችሁ የሆነ ግሳጼ ስለመጣላችሁ ትደነቃላችሁ? ከኑህ ህዝቦች በኋላ ምትኮች ባደረጋችሁና በፍጥረትም ግዙፍነትን በጨመረላችሁ ጊዜ የሆነውን አስታውሱ። የሾችሁትን ታገኙ ዘንድ የአላህን ጸጋዎች አስታውሱ።
أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً فَأَذْكُرُوا عَالَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

70. «አላህን አንድ አድርገን ብቻውን እንድንገዛውና አባቶቻችን ይገዟቸው የነበሩትን አማልክት እንድንተው መጣህብን? እውነተኛ ከሆንክ የምታስፈራራብንን ቅጣት እስቲ አምጣብን?» አሉ።
قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾

71. «ከጌታችሁ የሆነ ቅጣትና ቁጣ በእናንተ ላይ በእውነት ተረጋገጠ። እናንተና አባቶቻችሁ አማልክት ብላችሁ በጠራችኋቸው ስሞች አላህ በእነርሱ ምንም ማስረጃ ላላወረደባቸው ትከራከራኛላችሁን? ተጠባባቂ እኔም ከናንተ ጋር ከተጠባባቂዎቹ ነኝና።»
 قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَجْسٌ وَعَصَبْتُمْ أُتْجِدِلُوتِي فِي أَسْمَاءِ سَمِيئُتُمْوهَا أَنْتُمْ وَآبَائُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَأَنْظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٧١﴾

72. እርሱንና እነዚያን አብረውት የነበሩትን በቸሮታችን ከቅጣት አዳናቸው። የእነዚያንም በተአምራታችን ያስተባባሱትንና አማኞች ያልነበሩትን መሠረት ቆረጥን።
 فَأَخْبَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾

73. ወደ ሰሙድ ህዝቦችም ወንድማቸውን ሲሊህን ላክን። «ወጥቼ ሆይ! አላህን ብቻ ተገዙ። ከእርሱ ሌላ ለእናንተ ምንም አምላክ የላችሁም። እውነተኛ ለመሆኔ ከጌታችሁ የሆነች ምልክት በእርግጥ መጥታላችኋለች። ይህች ለእናንተ ተዓምር ስትሆን የአላህ ግመል ናትና ተዋት። በአላህ ምድር ውስጥ እንደፈለገች ትብላ፤ ትጠጣም። በክፉ አትንኳትም። አሳማሚ ቅጣት ይይዛችኋልና።» አለ።
 وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَسْوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٧٣﴾

74. ከዓድ ህዝቦችም በኋላ ምትኮች ባደረጋችሁና በምድራቱም ላይ ባስቀመጣችሁ ጊዜ የሆነውን አስታውሱ። ከሜዳዎቹ ሸክላ ሕንጻዎችን ትገነባላችሁ። ከተራራዎቻም ቤቶችን ትጠርባላችሁ። ስለዚህ የአላህን ጸጋዎች አስታውሱ። በምድርም ውስጥ አጥፊዎች ሆናችሁ አታብላች።
 وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَادْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

75. ከወጥቼ መካከል እነዚያ የከሩት መሪዎች ለእነዚያ ለተሸነፉት በተለይም ከእነርሱ ላመኑት ክፍሎች። «ሲሊህ ከጌታው መላኩን ታውቃላችሁን?» አሏቸው። እነርሱም «አዎን እናውቃለን። እኛ እርሱ በተላከበት ነገር ሁሉ ትክክለኛ አማኞች ነን» አሉ።
 قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُ لِمَن ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِءُ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾

76. እነዚያ የከሩት እኛ ግን «በዚያ ባመናችሁበት ነገር ከሐዲያን ነን።» አሉ።
 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنَتْمْ بِهِءُ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾

77. እናም ወዲያው ግመሊቱን ወዳትና ከጌታቸው ትዕዛዝ ወጡ። «ሲሊህ ሆይ! ከመልዕክተኞቹ እንደሆንክ የምታስፈራራብንን ቅጣት እስቲ አምጣብን።» አሉ።
 فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصَلِّحْ أَعْيُنَنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾

78. ወዲያውም የምድር መንቀጥቀጥ ያዘቻቸው። በየቤቶቻቸውም ውስጥ ተደፍተው አደሩ።
 فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿٧٨﴾

79. ሲሊህም ከእነርሱ ዙረና «ወገኖቼ ሆይ! የጌታዬን መልዕክት በእርግጥ አደረስኩላችሁ። ለእናንተም መከርካሻሁ። ግን እናንተ መከሪዎችን አትወዱም።» አለ።

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِّن رَّبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿٧٩﴾

80. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ሉጥም ለሕዝቦቹ (እንዲህ) ባለ ጊዜ የሆነውን አስታውስ። «ከዓለማት ከናንተ በፊት አንድም ህዝብ ያልፈጸመውን አስቀያሚ ሥራ ትሠራላችሁን?»

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِيهِ أَتَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

81. «እናንተ ከሴቶች ሌላ ወንዶችን በመከጀል ትመጡባቸዋላችሁ። ይልቁንም እናንተ ወሰንን አላፈሕዝቦች ናችሁ።»

إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

82. የሕዝቦቹም መልስ «ሉጥንና ተከታዮቹን ከከተማችሁ አውጧቸው። እነርሱ የሚጥራሩ ሰዎች ናቸው።» ከማለት ውጭ ሌላ አልነበረም።

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

83. ከዚያም እርሱንና ቤተሰቦቹን አዳንናቸው ሚስቱ ብቻ ስትቀር። እርሷም ለጥፋት ከቀሩት ሰዎች ሆነች።

فَأَخْرَجَتْهُ وَأَهْلَهُ ۖ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ ۗ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾

84. በእነርሱ ላይ የእሳት ዝናብን አዘነብንባቸው። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የኃጢአተኞች መጨረሻ እንዴት እንደነበረ ተመልከት።

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

85. ወደ መድየን ሕዝብም ወንድማቸውን ሹዐይብን ላክን። አላቸውም። «ወገኖቼ ሆይ! አላህን ብቻ ተገዙ። ከእርሱ በስተቀር ምንም አምላክ የላችሁም። ከጌታችሁ ዘንድ ግልጽ ማስረጃ መጥቶላችኋል። ስፍርንና ሚዛንን በትክክል ሙሉ። የሰዎችንም ገንዘቦቻቸውን አታጉድሉባቸው። ምድርንም ከተበጀች በኋላ አታበላሹ። አማኞች ከሆናችሁ ይህ ለእናንተ በጣም የተሻለ ነው።»

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۗ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

86. «ሰዎችን የምታስፈራሩ፤ ከአላህም መንገድ በእርሱ ያመኑትን የምታግዱና የአላህን መንገድ መጥመጫንም የምትፈልጉ ሆናችሁ በየመንገዱ አትቀመጡ። ጥቂቶች በነበራችሁና ባበዛችሁ ጊዜ የሆነውን አስታውሱ። የአጥፊ ህዝቦች መጨረሻ እንዴት እንደነበረም ተመልከቱ።»

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن عَٰمَنَ بِهِ ۗ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ وَأَذْكُرُوا ۖ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثُرْتُمْ ۗ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾

87. «ከናንተም መካከል እኔ በተላኩበት ያመኑ ቡድኖችና ያላመኑ ቡድኖች ቢኖሩ በመካከላችን አላህ እስከሚፈርድ ታገሡ። እርሱ ከፈራጆች ሁሉ እጅግ በላጭ ነው።»

وَإِن كَانَ طَٰئِفَةٌ مِّنْكُمْ عَٰمِنُوا بِالْآدِيَةِ أُرْسِلَتْ بِهِ ۗ وَطَٰئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا

حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ



88. ከህዝቦቹ መካከል እነዚያ የኮሩት መሪዎችም:-
 «ሹዑይብ ሆይ! አንተንና እነዚያን ካንተ ጋር ያመኑትን ከከተማችን እናወጣችኋለን ወይም ወደ ሃይማኖታችን መመለስ አለባችሁ።» አሉ። እርሱም አላቸው። «የጠላንም ብንሆን?»
 كَرِهِينَ ﴿٨٨﴾

89. «አላህ ከእርሷ ከአዳንን በኋላ ወደ ሃይማኖታችሁ ብንመለስ በአላህ ላይ ውሸትን ቀጠፍን። አላህ ጌታችን ካልሻም በስተቀር ወደ እርሷ ልንመለስ አይገባንም። የጌታችን እውቀቱ ከሁሉ ሰፋ። በአላህ ላይ ብቻ ተመካን። ጌታችን ሆይ! በእኛና በወገኖቻችን መካከል ፍረድ። አንተም ከፈራጆቹ ሁሉ በላጭ ነህና።» አለ።
 فَذٰ اٰفَرْتَيْنَا عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّيْنَا اللّٰهَ مِنْهَا وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نُّعُوْدَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّمْسَاَ اللّٰهُ رَبَّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلٰى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ﴿٨٩﴾

90. ከወገኖቹም መካከል እነዚያ በአላህ የካዱት መሪዎች ለሕዝቡ «ሹዑይብን ብትከተሉ እናንተ ያኔ ከሳሪዎች ናችሁ።» አሉ።
 وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لِيْنِ اَتَّبِعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّا كُمْ اِذَا لَخْسِرُوْنَ ﴿٩٠﴾

91. ወዲያውኑ የምድር መንቀጠቀጥ ያዘቻቸው። በየቤታቸው ውስጥ ተደፍተው አደሩ።
 فَآخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِيْنَ ﴿٩١﴾

92. እነዚያ ሹዑይብን ያስተባብሉት ሰዎች በእርሷ እንዳልነበሩባት ሆኑ። እነዚያ ሹዑይብን ያስተባብሉት ከሳሪዎቹ እነርሱው ሆኑ።
 الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٢﴾

93. ሹዑይብም ትቷቸው ከእነርሱ ዞረና «ወገኖቼ ሆይ! የጌታዬን መልእክቶች በእርግጥ አይረስኩላችሁ። ለእናንተም መከርከር። ታዲያ በከሃዲ ሰዎች ላይ እንዴት አዝናለሁ?» አለ።
 فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓقَوْمِ لَقَدْ اٰبَلَّغْتُمْ رِسٰلَتِ رَبِّيْ وَتَصَحَّ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاْسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

94. በየትኛውም ከተማ ለአላህ ይተናነሱ ዘንድ በድህነትና በችግር የያዘናቸው ብንሆን እንጂ አንድንም ነብይ አልላክንም።
 وَمَا اُرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَاسِ ؕ وَالضَّرَآءُ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٤﴾

95. ከዚያም እስከበዙና «አባቶቻችንን ድህነትና በሺታ በእርግጥ ነክቷቸዋል። (ይኸም የጊዜ ልማድ ነው)» እስካሉ ድረስ በመጥፎው ስፍራ በጎውን ለወጥን። ወዲያውም እነርሱ የማያውቁ ኸነው በድንገት ያዘናቸው።
 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوْا قَدْ مَسَّ ءَابَاؤُنَا الضَّرَآءُ وَالسَّرَآءُ فَاَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾

96. የከተሞቹ (ሰዎችም) በትክክል ባመኑና በተጠነቀቁ ኖሮ በእነርሱ ላይ ከሰማይና ከምድር
 وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقَرْيِ ؕ ءَامَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

وَلَكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا فِي السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسُبُّوا رَبَّكَ فِي الْغَيْبِ وَهُمْ يُعْمُونَ ﴿٦٦﴾
በረከቶችን በከፈትንላቸው ነበር። ግን አስተባበሉ። ገንጠሎች በሌሎች ስምዎች ስምደታዎች ስምደታዎች።

97. የከተሞቹ (ሰዎች) የተኙ ሆነው ቅጣታችን ሌሊት ሊመጣባቸው አይፈሩምን?
وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٦٧﴾

98. የከተሞቹ ሰዎችም የሚጨውቱ ሆነው ሳሉ ቅጣታችን ቀን በረፋዱ ሊመጣባቸው አይፈሩምን?
وَهُمْ يَعْجَبُونَ ﴿٦٨﴾

99. የአላህን ማዘናጋት አይፈሩምን? ተማመኑን? የአላህን ማዘናጋት ከከሰሪዎች ሕዝቦች በስተቀር ማንም የሚተማመን የለም።
الْقَوْمِ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٩﴾

100. ለእነዚያ ምድርን ከባለቤቶቿ ጥፋት በኋላ ለሚወርሱት ብንሻ ኖሮ በኃጢአቶቻቸው ምክኒያት የምንቀጣቸው መሆናችን አልተገለጸላቸውምን? በልቦቻቸውም ላይ እናትማለን። ስለዚህም እነርሱ አይሰሙም።
أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ لَصَبَّغْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَّعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَمَا لَا يَشْعُرُونَ ﴿٧٠﴾

101. እነዚህ ከተሞች ከወሬዎቻቸው ባንተ ላይ እንተርከላለን። መልዕክተኞቻቸውም በግልጽ ተዓምራት መጥተውላቸዋል። ከመምጣታቸው በፊት ባስተባበሉትም ነገር የሚያምኑ አልሆነም። ልክ እንደዚህ አላህ በከተላዲያን ልቦች ላይ ያትማል።
تِلْكَ الْأَمْثَلُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾

102. ለብዙዎቻቸው በቃል ኪዳናቸው መሙላትን አላገኘንም። ይልቁንም አብዛኞቻቸውን አመጸኞች ሆነው አገኘናቸው።
وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿٧٢﴾

103. ከዚያም ከበኋላቸው ነብዩ ሙሳን ወደ ፈርዖንና ወደ መማክርቶቹ ተዓምራታችንን አስይዘን ላክነው። በእርሷም ካዱ። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የአጥፊዎች መጨረሻ እንዴት እንደነበረ እስቲ ተመልከት።
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٣﴾

104. ሙሳም አለ፡- «ፈርዖን! ሆይ እኔ ከዓለማት ጌታ የተላኩ መልክተኛ ነኝ?»
الْعَلَمِينَ ﴿٧٤﴾

105. «በአላህ ላይ ከእውነት በስተቀር አለመናገር ተገቢዬ ነው። ከጌታችሁ ተዓምር ይኼ መጥቻለሁና የኢስራኢል ልጆችን ከእኔ ጋር ልቀቅ።» አለ።
بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٧٥﴾

106. ፈርዖንም፡ «በተዓምር የመጣህ ከሆንክና ከእውነተኞቹ ከሆንክ እስቲ አምጣት።» አለው።
مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٦﴾

107. ሙሳም ዘንጉን ምድር ላይ ጣለ። እርሷም ወዲያውኑ ግልጽ እብብ ሆነች። فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾

108. እጁንም አወጣ። እርሷም ወዲያውኑ ለተመልካቾች ነጭ ሆነች። وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ﴿١٠٨﴾

109. ከፈርዖን ሰዎች መማክርቶቹም አሉ። «ይህ በእርግጥ አዋቂ ድግምተኛ ነው። عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾

110. «ከምድራችሁ ሊያወጣችሁ ይሻል።» አሉ። «ፈርዖውንም) «ታዲያ ምን? ታዘላችሁ?» አለ። يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾

111. እነርሱም አሉ። «እርሱንና ወንድሙን በَالْمَدَائِينِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِينِ አቆያቸው። ወደ ከተሞቹ ሁሉ ሰብሳቢዎችን ላክ። حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾

112. «አዋቂ ድግምተኞችን ሁሉ ያመጡልሃልና።» አሉ። يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾

113. ድግምተኞቹም ወደ ፈርዖን መጡና «እኛ አሸናፊዎች ብንሆን ለኛ ክፍያ አለን?» አሉ። وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾

114. ፈርዖንም፡ «አዎን። እናንተ እኔ ዘንድ ከባለሚሎቹ ትሆናላችሁ።» አላቸው። قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾

115. እነርሱም «ሙሳ ሆይ! ዘንግህን በፊት ትጥላለህ ወይስ ፊት ጣዖቹ እኛ እንሁን?» አሉት። قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِنَّمَا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾

116. ሙሳም «በፊት እናንተ ጣሉ።» አላቸው። ከዚያም ገመዶቻቸውን በጣሉ ጊዜ የሰዎቹን ዓይኖች ደገሙባቸውና አስፈራሯቸው። ትልቅ ድግምትንም አመጡ። قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَنسَرَهُمْ وَأَسْرَهُمْ وَأَسْرَهُمْ وَجَاءَهُ بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾

117. ወደ ሙሳም «ዘንግህን ጣል» ስንል ላክንበት (ጣላትም) ወዲያውኑም የሚቀጣጥፉትን ማታለያ ሁሉ መዋጥ ጀመረች። * وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾

118. እውነቱም ተገለጸ። ይሠሩት የነበሩት ድግምትም ተበላሸ። فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾

119. እዚያ ላይ ተሸነፉና ወራዶች ሆነው ተመለሱ። فَعَلَبُوا هُنَالِكَ فَأَنقَلَبُوا صَاحِرِينَ ﴿١١٩﴾

120. ድግምተኞቹም ስጋጆች ሆነው ሱጁድ ወረዱ። وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرِيحِينَ ﴿١٢٠﴾

121. አሉም፡ «በዓለማት ጌታ አመንን።» قَالُوا إِنَّمَا بَرَّتْ أَعْيُنُنَا وَمَآ نَرَىٰ إِلَّا الْبَشَرَ أَلَمْ نَكُنْ فِي السَّحَرَةِ مُلْقِينَ ﴿١٢١﴾

122. «በሙሳና በሃሩን ጌታ።» رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾

123. (ፈርዖውንም) አለ፡ «እኔ ለእናንተ ሳልፈቅድላችሁ በፊት በእርሱ አመናችሁን? ይህ በከተማይቱ ውስጥ ሰውን ከእርሷ ለማውጣት لِيُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَنَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾

የተስማማችሁበት ተንኮል ነው። ወደፊት የሚደርሱባችሁን ታውቃላችሁ።

124. «እጆቻችሁንና እግሮቻችሁን በማፈራረቅ በእርግጥ እቆራርጣለሁ። ከዚያም ሁላችሁንም በእንጨት ላይ እስቅላችኋለሁ።» አለ።
لَا قَطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلْفٍ نَّمَّ لَأَصْلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾

125. እነርሱም አሉ፡ «እኛ ወደ ጌታችን ተመለሻችንን።»
قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾

126. «የጌታችን ተዓምራት በመጡልን ጊዜ ከማመናችን በስተቀር ከእኛ አትጠላም። ጌታችን ሆይ! በእኛ ላይ ትዕግስትን አፍስስ። ሙስሊሞችም ሆነን ግደለን።» አለ።
وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾

127. ከፈርዖን ሰዎች ቅምጥሎቹ ለፈርዖን፡ «ሙሳንና ሰዎችን በምድር ላይ እንዲያበላሹና ሙሳም አንተንና አምልኮትህን እንዲተው ትተዋቸዋለህን?» አለ። እሱም «ወንዶች ልጆቻቸውን እንገድላለን። ሴቶቻቸውንም እናስቀራለን። እኛም ከበላያቸው ነን አሸናፊዎች ነን» አለ።
وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾

128. ሙሳም ለሰዎቹ፡- «በአላህ ታገዙ፤ ታገሱም። ምድር ለአላህ ናትና ከባዶቹ መካከል ለሚሻው ያወርሳታል። ምስጋናም ፍጻሜ ለጥንቁቆቹ ናት።» አላቸው።
قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَءَالِ الْعَقِبِ ۗ لِيُؤْتِيَنَّهُم مَّا كَانَتْ تَرْتَابًا ﴿١٢٨﴾

129. ህዝቦቹም «አንተ ከመምጣትህ በፊትም ሆነ ከመጣህልን በኋላ ተሰቃየን።» አሉት። ሙሳም «ጌታችሁ ጠላቶቻችሁን ሊያጠፋና እንዴት እንደምትሰሩ ይመለከት ዘንድ በምድር ላይ ሊተካችሁ ይከጀላል።» አላቸው።
قَالُوا أُرِيدِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

130. የፈርዖንንም ቤተሰቦች እንዲገሰጹ በድርቅና የፍራፍሬ ምርታቸውን በመቀነስ በእርግጥ ቀጠናቸው።
وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ النَّمْرِ تِلْكَ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾

131. ምቹት በመጣችላቸው ጊዜ «ይህች ለእኛ ተገቢ ናት።» ይላሉ። ክፋት ባገኛቸው ጊዜ ግን ሙሳና አብረውት ያሉት ክፉ ገዶቻቸው እንደሆኑ ያስባሉ። አስተውሉ! ክፉ እድላቸው (ገደቢስነታቸው) ከአላህ ዘንድ ነው። አብዛኞቻቸው ግን ይህን አያውቁም።
فَإِذَا جَاءَهُمْ أَحْسَنُهَا قَالُوا لَنَا هٰذِهِ ۗ وَإِنْ نُّصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَّظُنُّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَبَّرْهُمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

132. «በማንኛ ይቱም ተዓምር ልትደግምብን ብታመጣም የምናምንልህ አይደለንም።» አለ።
وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِيْنَا بِهِ ۗ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

133. ወዲያውም የውሃን ማጥለቅለቅ፤ አንበጣን፤ ቅማልን፤ እንቁራሪቶችን፤ ደምን፤ የተለያዩ ተዓምራት ሲሆኑ በእነርሱ ላይ ላክን። እነርሱ ግን ኮሩም። ተንከለኞችም ህዝቦች ነሩ።

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْمَلَّأَ وَالضَّفَادِعَ وَاللِّدْمَ ءَايَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾

134. በእነርሱ ላይ ቅጣቱ በወደቀባቸውም ጊዜ «ሙሳ ሆይ! ጌታህን ለንተ ቃል ኪዳን በገባልህ መሠረት ለምንልንና ከእኛ ቅጣቱን ብታነሳልን ለንተ እናምንልህለን። የኢስራኢልን ልጆችም ካንተ ጋር እንለቃለን።» አሉ።

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عٰهَدْتَ عِنْدَكَ لَئِن كَشِفتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾

135. ለሚደርሱበት የተወሰነ ጊዜ ድረስ ቅጣትን ከእነርሱ ላይ ባነሳን ጊዜ ወዲያውኑ እነርሱ ቃላቸውን አፈረሱ።

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِلِغْوِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾

136. እነርሱም በተዓምራታችን ስላስተባበሉና ከእርሷ ዘንጊዎች ስለሆኑ ተበቀልናቸው። በባህር ውስጥም አሰመጥናቸው።

فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَأَعْرَفْنَاهُمْ فِي آيَاتِنَا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾

137. እነዚያንም ደካሞች የነበሩትን ህዝቦች ያኙን በውስጧ በረከት ያደረግንባትን ምድር ምስራቋንም ምዕራቧንም አወረሰናቸው። መልዕክተኞችን ሆይ! የጌታህ መልካሚቱ ቃል በኢስራኢል ልጆች ላይ በመታገሳቸው ተፈጸመች። ፈርዖንና ሰዎቹ ይሰሩት የነበረውን ህንጻና ዳስ ያደርጉት የነበረውንም አፈረሰን።

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْخُسْفَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

138. የኢስራኢል ልጆችን ባህሩን አሻገርናቸው። ለእነርሱ በሆኑ ጣኦታት መገዛት ላይ በሚዘወትሩ ህዝቦች አጠገብ አለፉም። «ሙሳ ሆይ! ለእነርሱ ለሰዎቹ አማልክት እንዳሏቸው ሁሉ ለኛም አምላክን አድርግልን።» አሉት። «እናንተ የምትሰሳቱ ህዝቦች ናችሁ።» አላቸው።

وَجَلَدْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْجُرْحِ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَّعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾

139. «እነዚህ እነርሱ በውስጡ ያሉበት ነገር ጠፈ ነው። ይሰሩት የነበሩትም ብልሹ ነው።» አላቸው።

إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبَرِّمًا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَا كَانُوا يَّعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

140. «እርሱ ከዓለማት ያበለጣችሁ ሲሆን ከአለህ ሌላ የምትገዙትን አምላክ እፈልግላችኋለሁን?» አለ።

قَالَ أَعْبَدُ اللَّهَ أُبْعِيكُمُ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمُ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾

141. የኢስራኢል ልጆች ሆይ! ከፈርዖንም ቤተሰቦች ብርቱን ቅጣት የሚያቀምሷችሁ ወንዶች ልጆቻችሁንም የሚገድሉ ሴቶቻችሁንም የሚተው ሲሆኑ ባዳንናችሁ ጊዜ (የሆነውን አስታውሱ)። በዚህ ውስጥ ከጌታችሁ የሆነ ከባድ ፈተና አለበት።

وَإِذْ أَخْبَيْنَكُم مِّنْ ءَالٍ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

142. ነብዩ ሙሳን ሰላሳን ሌሊት (ሊዳምና ልናነጋግረው) ቀጠረው። በአስርም (ሌሊት) ሞላናት። የጌታውም ቀጠሮ አርባ ሌሊት ሲሆን ተፈጸመ። ሙሳም ለወንድሙ ለሀሩን «በህዝቦቼ ላይ ተተካኝና አሳምር። የአጥፊዎችን መንገድ አትከተል።» አለው።

*وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَنَزَّ مُوسَىٰ مَبْقَىٰ رَبِّهِ ۖ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ۖ هَارُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾

143. ሙሳ ለቀጠሮው በመጣና ጌታውም ባነጋገረው ጊዜ፡ «ጌታዬ ሆይ! በእርግጥ ራስህን አሳዩኝ ወደ አንተ እመለከታለሁና።» አለ። (አላህም)፡- «እኔን በፍጹም አታዩኝም። ግን ወደ ተራራው ተመልከትና በስፍራው ከረጋ አንተም ታዩኛለህ።» አለው። ጌታውም ለተራራው በተገለጸ ጊዜ እንኩትኩት አደረገው። ሙሳም ጮኸና ወደቀ። በአንሰራራም ጊዜ «ጌታዬ ጥራት ይገባህ ወደ አንተ ተመለስኩ። እኔም በጊዜያት የአማኞች መጀመሪያ ነኝ።» አለ።

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ ۗ قَالَ لَنْ نَرِنِي وَلَكِنِ نَنْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۗ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۖ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

144. አላህም አለ፡- «ሙሳ ሆይ! እኔ በመልዕክቶቼና በማናገሬ በሰዎች ላይ መረጥኩህ። የሰጠሁህንም ያዝ። ከአመስጋኞችም ሁን።» አለው።

قَالَ يٰمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَوَلِّمِي فَخُذْ مَا آتَيْنٰكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

145. ለእርሱም በሰሌዳዎቹ ላይ ከሁሉ ነገር ግሳዳንና ለሁሉ ነገር ማብራራትን ጻፍንላትና አልንም። «በብርታትም ያዛት። ሕዝቦችህንም በመልካሚ እንዲይዙ እዘዛቸው። የአመጻኞቹን አገር በእርግጥ አሳዩችኋለሁ።»

وَكُنْتُمْنَا لَهُ فِي الْأَنْوَاجِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُدُّوٓآ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفٰسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

146. እነዚያን ያለ አግባብ በምድር ላይ የሚከሩትን ከአንቀጾቹ በእርግጥ አዘራቸዋለሁ። ተዓምርንም ሁሉ ቢያዩ እንኳን አያምኑም። ቅንንም መንገድ ቢያዩ መንገድ አድርገው አይዘትም። ግን የጥመትን መንገድ ቢያዩ መንገድ አድርገው ይይዙታል። ይህ እነርሱ በአንቀጾቻችን ስለ አስተባባሉና ከእርሷም ዘንጊዎች ስለሆኑ ነው።

سَأَصْرِفُ عَن آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِينَ ﴿١٤٦﴾

147. እነዚያም በአናቅጻችንና መጨረሻይቱን ዓለም በመገናኘት ያስተባባሉት ሥራዎቻቸው ተበላሹ። ይሰሩት የነበረውን እንጂ ይመነዳሉን?

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمٰلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

148. የሙሳም ህዝቦች ከእርሱ መሄድ በኋላ ከጌጦቻቸው በወይረን ቅርጽ የተቀረጸውን እና የራሱ የሆነ ድምጽ የነበረውን አካል አምላክ አድርገው ያዙት። እርሱ የማያናግራቸው መንገድን

وَأَتَّخَذَ قَوْمٌ مُّوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن خُلَيْبِمٍ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلْمَ يَرَوْا أَنَّهُ لَا

የማይመራቸው መሆኑን አይመለከቱምን? አምላክ ካደረጉት፡፡ በዳዮችም ሆኑ፡፡

ظَلِيلِينَ ﴿١٤٩﴾

149. በተጻጻፉና እነርሱም በእርግጥ የተሳሳቱ መሆናቸውን ባይ ጊዜ «ጌታችን ካላዘነልንና ካልማረን በእርግጥ ከከሳሪዎቹ እንሆናለን።» አሉ፡፡

مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

150. ሙሳ እየተቆጣና እያዘነ ወደ ህዝቦቹ በተመለሰ ጊዜ «በእኔ ቦታ የተካቸሁት ነገር ምንኛ ከፋ! የጌታችሁን ትዕዛዝ ተቻከላችሁን?» አላቸውና ሰሌዳዎቹንም ጣላቸው። የወንድሙን የራስ ጸጉር ወደ እርሱ እየሳተው ያዘ። ወንድሙም፡- «የእናቱ ልጅ ሆይ! ህዝቦቹ ናቁኝ ሊገድሉኝም ተቃረቡ። ስለዚህ በእኔ ጣላቶችን አታስደስትብኝ። ከአመጻችሁ ህዝቦችም ጋር አታድርገኝ።» አለው።

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۖ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَابَ ۖ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾

151. ሙሳም፡- «ጌታዬ ሆይ! ለኔም ለወንድሜም ማረን። በእዝነትህ ውስጥም አስገባን። አንተም ከአዛኞቹ ሁሉ ይበልጥ አዛኝ ነህና።» አለ፡፡

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾

152. እነዚያ ወይፈኑን አምላክ ያደረጉት ሰዎች ከጌታቸው ዘንድ ቁጣ በቅርቢቱም ህይወት ውርደት ያገኛቸዋል። ቀጣፊዎችን ልክ እንዲዚሁ እንቀጣለን፡፡

نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾

153. እነዚያም ኃጢአቶችን የሠሩ ከዚያም በኋላ የተጻጻፉና በአላህ ያመኑ ጌታህ ከእርሷ በኋላ መሀሪና አዛኝ ነው። (ጸጸታቸውን ይቀጠላቸዋል)፡፡

﴿١٥٣﴾

154. ሙሳም ቁጣው በበረደ ጊዜ ሰሌዳዎቹን አነሳቸው። በግልባጭቸውም ውስጥ ለእነዚያ እነርሱ ጌታቸውን ለሚፈሩት ሰዎች ሁሉ መምሪያና እዝነት አለባቸው፡፡

هُم لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

155. ሙሳም ከህዝቦቹ መካከል ለቀጠሯችን ሰባ ሰዎችን መረጠ። ከዚያ ብርቱ የምድር እንቅጥቃጤ በደረሰባቸው ጊዜ ሙሳ አለ፡- «ጌታዬ ሆይ! ብትፈልግ ኖሮ ከአሁን በፊት ባጠፋህቸው ነበር። እኔንም ባጠፋኸኝ ነበር። ከእኛ መሀከል ቂሎቹ በሠሩት ጥፋት ታጠፋናለህ? ፈተናይቱ የአንተ ፈተና እንጂ ሌላ አይደለችም። በእርሷ የምትሻውን ታሳስታለህ። የምትሻውንም ታቀናለህ። አንተ ረዳታችን ነህና። ለእኛ ምህረት አድርግልን። እዘንልንም። አንተ ከመሀሪዎች ሁሉ በላጭ ነህና።»

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتُم مِّن قَبْلِ وَإِنِّي لَأَتْلُوكُنَّ إِنَّمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ إِنَّمَا إِذَا هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنْتَ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

156. «ጌታችን ሆይ! ለእኛ በዚች በቅርቢቱ ዓለም መልካሚን በመጨረሻይቱም ዓለም መልካሚን ጻፍልን። እኛ ወደ አንተ ተመልሰናል።» (ሲል ሙሳ ጌታውን ለመነ)። አላህም አለ፡ «ቅጣቴ በእርሱ ልቀጣው የምፈልገውን ሰው እቀጣበታለሁ። ችሮታዬ ከሁሉም ነገር የሰፋ ነው። ለእነዚያ ለሚጠነቀቁ ዘካንም ለሚሰጡ ለእነዚያም በአናቅጻችን ለሚያምኑ ሁሉ በእርግጥ እጽፈዋለሁ።»

*وَكَتُبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَدَايَ أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءِ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

157. ለእነዚያ ያንን እነርሱ ዘንድ በተውራትና በኢንጂል ተጽፎ የሚያገኙትን የማይጽፍና የማያነብን መልዕክተኛ የሚከተሉ ለሆኑ (ሁሉ በእርግጥ እጽፋታለሁ)። በበጎ ሥራ ያዛቸዋል። ከክፉም ነገር ይከለክላቸዋል። መልካም ነገሮችንም ለእነርሱ ይፈቅድላቸዋል። መጥፎ ነገሮችንም በነሱ ላይ እርም ያደርግባቸዋል። ከእነርሱም ላይ ሸክማቸውንና እነዚያንም በእነርሱ ላይ የነበሩትን እንደ እንዘዛላ ይከብዱ የነበሩ ከባድ ህግጋትን ያነሳላቸዋል። እነዚያ በእርሱ ያመኑ፤ ያከበሩት፤ የረዱትና ያንን ከርሱ ጋር የተወረደውን ብርሃን የተከተሉ ሁሉ እነዚያ እነርሱ ከቅጣት የሚድኑ ናቸው።

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

158. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ሰዎች ሆይ! እኔ ወደ እናንተ ወደ ሁላችሁም የአላህ መልዕክተኛ ነኝ። እርሱም ያ የሰማያትና የምድር ንግስና ለእርሱ ብቻ የሆነ ነው። እርሱ እንጂ ሌላ አምላክ የለም። ህያው ያደርጋል። ይገድላልም። በአላህ በዚያም በአላህና በቃላቶቹ በሚያምነው የማይጽፍ የማያነብ በሆነው መልዕክተኛውም እመኑ። ወደ ቅኑ መንገድ ትመሩ ዘንድም ተከተሉት።» በላቸው።

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَمَمْنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الَّذِي اُنزِلَ مَعَهُ وَكَلِمٰتِهِ وَاَتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٨﴾

159. ከሙሳ ህዝቦች መካከል በእውነት የሚመሩና በእውነት ፍርድን የሚያስተካክሉ ቡድኖችም አሉ።

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْتَدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

160. የሙሳን ህዝቦች አስራ ሁለት ነገዶች አድርገን ከፋፈልናቸው። ወደ ሙሳም ወገኖቹ ውሃን በፈለጉበት ጊዜ ድንጋዩን በበትርህ ምታው ስንል ላክን። (መታዉም) አስራ ሁለት ምንጮች ፈለቁ። ሰዎቹ ሁሉ መጠጫቸውን በእርግጥ አወቁ። በእነርሱም ላይ ዳመናን አጠለልን። በእነርሱም ላይ "መንን" እና ድርጭትን አወረድን። «ከሰጠናችሁም

وَقَطَّعْنَاهُمْ أَقْنَئِي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَّمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَلَهُ قَوْمُهُ أَنْ أُضْرِبَ بِعَصَاكَ الْأَجْرَ فَاتَّبَجَسَتْ مِنْهُ أَنْتَنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَمَ وَأَنْزَلْنَا

መልካም ሲሳይ ብሉ።» አልን። ጸጋዎቻችንን በመካዳቸው አልበደሉንም። ግን ነፍሶቻቸውን የሚበድሉ ህዝቦች ነሩ።

أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٧﴾

161. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለነርሱም «በዚች ከተማ ተቀመጡ። ከእርሷም በፈለጋችሁት ስፍራ ብሉ። <የምንፈልገው የኃጢአቶችንን መርገፍ ብቻ ነው።> በሉም። የከተማይቱን በር አጎንብሳችሁ ግቡ ኃጢአቶቻችሁን ለእናንተ እንምራለንና። በጎ ለሠሩት ሰዎች በእርግጥ እንጨምራለን።» ባልን ጊዜ የሆነውን አስታውስ።

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوهَا أَبْوَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَتَرِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦٨﴾

162. ከእነርሱም ውስጥ እነዚያ ራሳቸውን የበደሉ ሰዎች ከዚያ ለእነርሱ ከተባለው ሌላ የሆነን ቃል ለወጡ። በእነርሱም ላይ ይበድሉ በነበሩት በደል ምክንያት መአትን ከሰማይ ላክንባቸው።

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٩﴾

163. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከዚያም በባህሩ ዳርቻ ከነበረችው ከተማ በቅዳሜ ቀን ወሰን ባለፈ ጊዜ በሰንበታቸው ቀን አሳዎቻቸው የተከማቹ ሆነው በሚመጡላቸው ጊዜ የሆነውን ጣይቃቸው። ሰንበትንም በማያከብሩበት (በሌላው) ቀን አይመጡላቸውም። ልክ እንደዚሁ በአመፃቸው ምክንያት እንሞክራቸዋለን።

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَعُدُّونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيَاتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٧٠﴾

164. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነርሱም ከፊሎቹ ህዝቦች «አላህ አጥፊያቸው ወይም በብርቱ ቅጣት ቀጭኛው የሆኑትን ህዝቦች ለምን ትገስጸላችሁ?» ባሉ ጊዜ ገሳጭቹም «በኃታችሁ ዘንድ በቂ ምክንያት እንዲሆንና እነርሱም ቢከለከሉ ብለን ነው።» ባሉበት ጊዜ የሆነውን አስታውስ።

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْبُدُونَ قَوْمًا مَا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

165. የተገሰጹበትንም ነገር በተው ጊዜ እነዚያን ከክፉ የሚከለክሉትን ክፍሎች አዳንን። እነዚያንም የበደሉትን ሰዎች ያምጹ በነበሩበት ምክንያት በብርቱ ቅጣት ቀጣናቸው።

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجْبَنَّا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٧٢﴾

166. ከእነርሱም ከተከለከሉት ነገር በከፋ ጊዜ ለእነርሱ «ወራዶች ዝንጀሮዎች ሁኑ።» አልን። (ሆኑም)።

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٧٣﴾

167. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህም እስከ ትንሳኤ ቀን ክፉ ቅጣትን የሚያቀምሳቸውን ወገን በነሱ ላይ በእርግጥ የሚልክ መሆኑን ባስታወቀ ጊዜ (የሆነውን አስታውሳቸው)። ጌታህ በእርግጥ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٤﴾

ቅጣተ ፈጣን ነው። እርሱም በእርግጥ እጅግ መሀሪና አዛኝ ነው።

168. (የኢስራኢልን ልጆችን) በምድር ላይ የተለያዩ ህዝቦች አድርገንም ከፋፈልናቸው። ከእነርሱ መልካሞች አሉ። ከእነርሱም ከዚያ ሌላ የሆኑ አሉ። ይመለሱ ዘንድም በተደላዎችና በመከራዎቻች ሞከረናቸው።

وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِّنْهُمْ الْأَصْلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾

169. ከኋላቸውም መጽሐፉን የወረሱ መጥፎ ምትከች በእነርሱ ቦታ ተተኩ። የዚህም የቅርቡን ጠፊ ጥቅም ይይዛሉ። ብጤውም ጥቅም ቢመጣላቸው የሚይዙት ሲሆኑ «በሠራነው ለእኛ ምህረት ይደርግልናል።» ይላሉ። በአላህ ላይ በእውነት በስተቀር እንዳይናገሩ በእነርሱ ላይ የመጽሐፉ ቃል ኪዳን አልተዘጋገባቸውምን? በእርሱ ውስጥ ያለውንም አላነበቡምን? የመጨረሻይቱን አገር ለእነዚያ ጌታቸውን ለሚፈሩት ሰዎች ሁሉ በላጭ ናት። አታውቁምን?

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذَى وَيَقُولُونَ سِعْغَمَرٌ لَنَا وَإِن يَأْتِنَهُمْ عَرَضٌ مِّثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّمَّا نَبَتْ الْكِتَابِ أَنَّ لَا يُقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالذَّارُ الْأَخْرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾

170. እነዚያም መጽሐፉን ጠብቀው የሚይዙ፤ ሰላትንም በደንቡ የሰገዱ ሁሉ (ምንዳቸውን እንከፍላቸዋለን)። እኛ የመልካም ሠሪዎችን ምንዳ አናጠፋምና።

وَالَّذِينَ يَمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾

171. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የጡርን ተራራ ነቅለን ከበለያቸው እንደ ጥላ ሆኖ ባነሳነውና እርሱም በእነርሱ ላይ ወዳቂ መሆኑን ባረጋገጡ ጊዜ የሆነውን (አስታውስ)። «የሰጠናቸውን በብርታት ያዙ። ትጠነቀቁም ዘንድ በወስጡ ያለውን ተገንዘቡ።» አልን።

* وَإِذْ تَتَقَاتَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُّوْا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

172. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህም ከአደም ልጆች ከጀርባቸው ዘሮቻቸውን ባወጣና «ጌታችሁ አይደለሁምን?» ሲል በነፍሶቻቸው ላይ ባስመሰከራቸው ጊዜ (የሆነውን አስታውስ)። «ጌታችን ነህ መሰከርን» አሉ። በትንሳኤ ቀን «ከዚህ ቃል ኪዳን ዘንጊዎች ነበርን» እንዳትሉ።

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

173. ወይም «ጣኦታትን ያጋሩት ከኛ በፊት የነበሩት አባቶቻችን ብቻ ናቸው። እኛም ከእነርሱ በኋላ የሆንን ዘሮች ነበርን አጥፊዎቹ በሠሩት ጥፋት እኛን ታጠፋናለህን?» እንዳትሉ አስመሰክረናችሁ።

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

174. ልክ እንደዚሁም (እንዲያስቡ) እንዲመለሱም አናቅጽን እናብራራለን።

وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَّاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

175. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የዚያን ተዓምራታችንን የሰጠውንና ከዚያ እርሱም ከእርሷ የወጣውን ሰይጣንም ያስከተለውን በዚህም ምክንያት ከጣማሞቹ የሆነውን ሰው ወሬ በእነርሱ ላይ አንብብላቸው::

وَأَقْلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ بَايَاتِنَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ ﴿٧٥﴾

176. ብንፈልግ ኖሮ በእርሷ ከፍ ባደረግነው ነበር:: እርሱ ግን ወደ ምድር ተዘነበለ:: ፍላጎቱንም ተከተለ:: ብጤዉም ብታባርረዉም ባታባርረዉም ምላሱን አውጥቶ እንደሚያለክልክ ውሻ ነው:: ይህ የእነዚያ በአናቅጻችን ያስተባበሉት ህዝቦች ምሳሌ ነው:: (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ያስተነትኑም ዘንድ ታሪኮችን ተርክላቸው::

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧٦﴾

177. የእነዚያ በአናቅጻችን ያስተባበሉትና ነፍሶቻቸውን ይበድሉ የነበሩት ሰዎች ምሳሌ ከፋ::

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿٧٧﴾

178. አላህ የሚያቀናው ሰው ሁሉ ቅን ማለት እርሱው ነው:: የሚያጠማቸዉም ሰዎች እነዚያ ከሰሪዎቹ ማለት እነርሱው ናቸው::

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَنْ يُضِلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٧٨﴾

179. ከአጋንንትም ሆነ ከሰዎች መካከል ብዙዎችን ለገሀነም በእርግጥ ፈጠርን:: ለእነርሱ የማያውቁባቸው ልቦች አሏቸው:: ለእነርሱም የማያዩባቸው ዓይኖች አሏቸው:: ለእነርሱም የማይሰሙባቸው ጆሮዎች አሏቸው:: እነዚያ እንደ እንስሳዎች ናቸው:: ይልቁንም እነርሱ በጣም የተሳሳቱ ህዝቦች ናቸው:: እነዚያ ዘንጊዎቹ እነርሱው ናቸው::

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿٧٩﴾

180. ለአላህ መልካም ስሞች አሉት:: (ዱዓ ስታደርጉ) በእርሷ ጥሩት:: እነዚያን ስሞቹን የሚያጣምሙትን ክፍሎች ተዋቸው:: ይሠሩት የነበሩትን ነገር በእርግጥ ይመነዳሉ::

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٠﴾

181. ከፈጠርናቸዉም መካከል በእውነት የሚመሩና በእውነት ፍርድን የሚያስተካክሉ ህዝቦችም አሉ::

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿٨١﴾

182. እነዚያን በአናቅጻችን ያስተባበሉትን ሰዎች ከማያውቁት ስፍራ ቀስ በቀስ እናዘናጋቸዋለን::

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٢﴾

183. ለእነርሱም ጊዜ እሰጣቸዋለሁ:: ጥበቤ ብርቱ ነውና::

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٨٣﴾

184. በነብያቸው በሙሐመድ ምንም እብደት የሌለበት መሆኑን አያስተውሉምን? እርሱ ግልጽ አስፈራሪ እንጂ ሌላ አይደለም።

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾

185. በሰማያትና በምድር ግዛት ውስጥ ከማንኛውም ነገር አላህ በፈጠራቸው ሁሉ የሞት ጊዜያቸውም በእርግጥ መቅረቡ የሚፈራ መሆኑን አያስተውሉምን? ለመሆኑ እነርሱ ከቁርአን ወዲያ በየትኛው ንግግር ያምናሉ።

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾

186. አላህ የሚያጠመውን ለእርሱ ምንም አቅኝ የለውም። በጥመታቸው ውስጥ የሚዋልሉ ሲሆኑ ይተዋቸዋል።

مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

187. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ትንሳኤ መቼ እንደምትመጣ ይጠይቁሃል። «እውቀቷ በጌታዬ ዘንድ ብቻ ነው። በመከሰቻዋ ጊዜም እርሱ እንጂ ሌላ አይገልጽላችሁም። በሰማያትና በምድርም ከበደች። በድንገት ቢሆን እንጂ አትመጣባችሁም።» በላቸው። ስለ እርሷ በደንብ እንደተረዳ አድርገው ይጠይቁሃል። «እውቀቷ ግን አላህ ዘንድ ብቻ ነው። ግን አብዛኞቹ ሰዎች ይህን ነገር ጠንቅቀው አያውቁም።» በላቸው።

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا يُوقِنُهَا إِلَّا هُوَ ثُقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَن تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بِنُذْرَةٍ يَسْأَلُونَكُ كَأَنَّكَ حَنْجِيُّ عَنهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

188. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «አላህ የፈለገውን በስተቀር ለራሴ ጥቅምንም ሆነ ጉዳት ማምጣት አልችልም። የሩቅን ሚስጥር የማውቅ በነበርኩ ኖሮ ከመልካም ነገር ሁሉ ባበዛሁና ክፉም ነገር ባልነካኝ ነበር። እኔም ለሚያምኑ ህዝቦች ሁሉ አስፈራሪና አብሳሪ እንጂ ሌላ አይደለሁም።» በላቸው።

قُلْ لَا أَتْلُوكُ لِنَفْسِي نَعْمَ وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

189. (ሰዎች ሆይ!) እርሱ ያ ከአንዲት ነፍስ (ከአደም) የፈጠራችሁና ከእርሷም መቀናጀቱን ወደ እርሷ ይረክ ዘንድ የፈጠረ ነው። በተገናኛትም ጊዜ ቀላልን እርግዝና አረገዘች። ጽንሱን ይዘው ሄደች። ባረገዘችም ጊዜ «ደግን ልጅ ብትሰጡን በእርግጥ ከአመስጋኞቹ እንሆናለን።» ሲሉ ጌታቸውን አላህን ለመኑ።

*هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا لَبِنَ ءَاتَيْنَنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

190. መልካምን ልጅ በሰጣቸውም ጊዜ በሰጣቸው ልጅ (ስም) ለእርሱ ተጋሪዎችን አደረጉለት። አላህ ከሚያጋሩት ሁሉ ላቀ።

فَلَمَّا ءَاتَيْنَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَيْنَاهُمَا فَتَعَلَّى اللَّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾

191. ምንምም የማይፈጥሩትንና እነርሱ ራሳቸው የሚፈጠሩትን ፍጡሮች በአላህ ያጋራሉን?

أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾

192. ለነርሱም መርዳትንም የማይችሉትን፤ **وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ** (፳፮)
ነፍሶቻቸውንም እንኳን የማይረዱትን ያጋራሉን?

193. ወደ ቅን መንገድ ብትጠሯቸውም አይከተሏቸውም። ብትጠሯቸው ወይም ዝምተኞች ብትሆኑም በእናንተ ላይ እኩል ነው። **وَأَن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَاءَ عَلِيمِكُمْ أَذْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَالِتُونَ** (፳፯)
እንደዚህም በእናንተ ላይ እኩል ነው።

194. (ከሀዲያን ሆይ!) እነዚያ ከአላህ ሌላ የምትገዟቸው ጣላቶች ብጤዎቻችሁ የአላህ ባሮች ናቸው። እውነተኛች ከሆናችሁ እስቲ ጥሯቸውና ለእናንተ ይመልሱላችሁ። (መመለስ አይችሉም።) **إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ** (፴)

195. ለእነርሱ የሚሄዱባቸው እግሮች አሏቸውን? ወይስ የሚጨብጡባቸው እጆች አሏቸውን? ወይንስ እነርሱ የሚያዩባቸው አይኖች አሏቸውን? ወይንስ እነርሱ የሚሰሙባቸው ጆሮዎች አሏቸውን? (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ያጋራችኋቸውን ጥሩና ከዚያም አሲሩብኝ። ጊዜም አትስጡኝ።» በላቸው። **أَلَمْ هُمْ آرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ** (፴፩)

196. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ! እንዲህ በላቸው) «የእኔ ረዳቱ ያ ቁርኣንን ያወረደልኝ አላህ ብቻ ነው። እርሱ መልካም ሠሪዎችን ሁሉ ይረዳልና። **إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ** (፴፪)

197. (አጋሪዎች ሆይ!) «እነዚያ ከአላህ ሌላ የምትገዟቸው ጣላታት ሁሉ ሊረዱችሁ ፍጽሞ አይችሉም። ነፍሶቻቸውንም እንኳን አይረዱም።» **وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ** (፴፫)

198. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ ቀናው መንገድ እንዲመሩ ብትጠሯቸው አይሰሙም። እነርሱንም የማያዩ ሲሆኑ ወደ አንተ ሲመለከቱ ታያቸዋለህ። **وَأَن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ** (፴፬)

199. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ይቅርባይነትን ያዝ። በመልካምም እዘዝ። በላጌዎቹንም ተዋቸው። **خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ** (፴፭)

200. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የሰይጣን የተንኮል ጉትጎታ ቢያጋጥምህ በአላህ ብቻ ተጠበቅ። አላህ ሁሉን ሰሚና ሁሉንም አዋቂ ነው። **وَأَمَّا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** (፴፮)

201. እነዚያ የተጠነቀቁት ከሰይጣን የሽን ዘዋሪ በነካቸው ጊዜ (ጌታቸውን) ይገንዘባሉ። ወዲያውም እነርሱ ተመልካቾች ይሆናሉ። **إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ** (፴፯)

202. ወንድሞቻቸውም ጥመትን ያጋራሉ። ከዚያም እነርሱ አይገቱም። **وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ** (፴፰)

203. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ተዓምርም ባላመጣህላቸው ጊዜ «በራስህ ለምን አትመርጣትም።» ይላሉ። «ከጌታዬ ወደ እኔ የተወረደውን ብቻ ነው የምከተለው። ይህ ቁርአን ከጌታችሁ የተወረደ ሲሆን ለሚያምኑ ህዝቦች ሁሉ መረጃ፤ መመሪያና እዝነት ነው።» በላቸው።

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرٌ مِنْ رَبِّيكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾

204. (ሙስሊሞች ሆይ!) ቁርአን በሚነበብበት ጊዜ እርሱን በጥሞና አድምጡ። ጸጥም በሉ። ይታዘንላችኋልና።

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

205. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህን በሚስጥር ተናንሰህና ፈርተህ ከጩኸት በታች በሆነ ድምጽ በጥዋትና በማታ አውሳው። ከዘንጊዎቹም አትሁን።

وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

206. እነዚያ በጌታህ ዘንድ ያሉት መላዕክት እንኳን እርሱን ከመገዛት ፈጽሞ አይከሩም። ሁል ጊዜም የወድሱታል። ለእርሱም ብቻ ይሰግዳሉ።

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾

ሱረቱ አል-አንፋል

በአለህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በጦርነት ከተማረኩ ገንዘቦች ይጠይቁሃል። «በጦርነት የተዘረፉ ገንዘቦች የአለህና የመልዕክተኛው ናቸው። ስለዚህ አለህን ፍሩ። በመከከላችሁ ያለውንም ሁኔታ አሳምሩ። ትክክለኛ አማኞች ከሆናችሁ አለህንና መልዕክተኛውን ታዘዙ።» በላቸው።

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ①

2. ፍጹም ትክክለኛ አማኞች ማለት እነዚያ አለህ በተወሰነ ጊዜ ልቦቻቸው የሚፈሩ፤ በእነርሱም ላይ የቁርአን አናቅጽ በተነበቡ ጊዜ እምነትን የሚጨምሩላቸውና በጌታቸው ላይ ብቻም የሚመኩት ብቻ ናቸው።

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ②

3. እነዚያ ሰላትንም (ወቅቱን ጠብቀውና ደንቡን አሟልተው) የሚሰግዱና ከሰጠናቸውም ሲሰይ የሚላግሱ ናቸው።

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ③

4. እነዚያ ትክክለኛ አማኞች ማለት እነርሱው ናቸው። ለእነርሱ በጌታቸው ዘንድ ብዙ ደረጃዎች፤ የአለህ ምሕረትና የከበረ ሲሰይ አላላቸው።

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ④

5. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ! ይህ በምርኮ ክፍያ ሂደት ላይ የታየው የክፍሉ ሰው መጥላት ምሳሌው) ከአማኞች ከፊት እየጠሉ ጌታህ ከቤትህ በእውነት ላይ ሆነህ እንዳወጣህ ምሳሌ ነው።

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ⑤

6. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነርሱ እያዩ ወደ ሞት እንደሚነዱ ሆነው በእውነቱ ነገር ላይ በመጋደል ግዴታነት ከተገለጸላቸው በኋላ ይከራከሩሃል።

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ⑥

7. (እናንተ ተከራካሪዎች ሆይ!)፤ አለህ ከሁለቱ ቡድኖች አንደኛዎን ለእናንተ ናት ሲል ተስፋ በሰጣችሁና የኃይል ባለቤት ያልሆነችውን የነጋዴይቱን ቡድን ለእናንተ ልትሆን በወደዳችሁ ጊዜ አለህም በተስፋ ቃላቱ እውነቱን ማረጋገጡን ሊገልጽና የካላዲያንንም መጨረሻ ሊቆርጥ በፈለገ ጊዜ (የሆነውን አስታውስ)::

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَيِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ⑦

8. ይህንንም ያደረገው አጋሪዎቹ ቢጠሉም እውነቱን ሊያረጋግጥና ክህደትን ሊያጠፋ ነው።

لِيُحَيِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ⑧

9. (ሙስሊሞች ሆይ!) ከጌታችሁ እርዳታን በፈለጋችሁ ጊዜ «እኔ በሺህ መላዕክት ተከታታዮች ሲሆኑ እረዳችኋለሁ።» ሲል ለእናንተ የተቀበላችሁን አስታውሱ።

إِذْ تَسْتَعِينُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفَيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ ﴿٩﴾

10. አላህ ይህንን እርዳታ ለብስራትና ልቦቻችሁ በእርሱ ሊረከቡት እንጂ ለሌላ አላደረገውም። ድልም የሚገኘው ከአላህ ዘንድ ብቻ ነው። አላህ ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ ነው።

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَضْمِنَ بِهِ ۖ فُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

11. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእርሱ በሆነው ጸጥታ በጦር ግንባር በእንቅልፍ በሸፈናችሁና ውሃውንም በእርሱ ሊያጠራችሁ፤ የሰይጣንንም ጉትጎታ ከናንተ ላይ ሊያስወግድላችሁ፤ ልቦቻችሁንም በትዕግሥት ሊያጠነክርላችሁ፤ በእርሱም ጫማዎችን በአሸዋው ላይ ሊያደላድልላችሁ በእናንተ ላይ ከሰማይ ዝናብን ባወረደ ጊዜ የሆነውን አስታውስ።

إِذْ يُعَشِّيكُمُ اللَّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ۖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْسَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ لَئِن لَّمْ يَظْهَرِ عَلَيْكُمْ فَسَوْفَ يَمَسُّنَا فِي أَفْئِدَتِكُمْ فَسَوْفَ تَكْفُرُونَ ﴿١١﴾

12. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ ወደ መላዕክቱ «እኔ በእርዳታዬ ከናንተ ጋር ነኝና እነዚያን በእኔ ያመኑትን ሰዎች አጽናኑ። በእነዚያ በአላህ በካዲት ልቦች ውስጥ ደግሞ ፍርሀትን እጥላለሁ። ከአንገቶችም በላይ እራሶችን ምቱ። ከእነርሱም የቅርንጫፎችን መለያ (አትቆች) ሁሉ ምቱ።» ሲል ያወረደውን አስታውስ።

إِذْ يُوحَىٰ رُبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُم كُلَّ بَنَّانٍ ﴿١٢﴾

13. ይህ የሆነው በአላህና በመልዕክተኛው ስለካዲ ነው። አላህንና መልዕክተኛውን ለሚቃወም ሁሉ አላህም ቅጣቱ ብርቱ ነው።

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

14. (ከሐዲያን ሆይ!) ይህ ቅጣታችሁ ነው። እናም ቅመሱት። ለከሐዲያን የገሀነም እሳት ቅጣት በእርግጥ አለባቸው።

ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾

15. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! እነዚያን በአላህ የካዲትን ለጦር ሲጋዙ ባገኛቸኋቸው ጊዜ ጀርባዎችን አታዙላቸው።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْمًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾

16. ያን ጊዜ ለግድያ ለመዘዋወር ወይም ወደ ሰራዊት ለመቀላቀል ሳይሆን ጀርባውን የሚያዘርላቸው ሰው ሁሉ ከአላህ የሆነን ቁጣ አትርፏል። መኖሪያውም ገሀነም ናት። የገሀነም መመለሻነትም ከፋ!

وَمَن يُؤَلِّمِهِمُ يُؤَلِّمُهُمْ وَيَوْمَئِذٍ يُدْعَىٰ إِلَى اللَّهِ فَيَقُولُ مَاذَا بَاءَ بِعَضْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا أَوْلَاهُ ۗ جَهَنَّمَ وَيَبُئْسُ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

17. እናንተ አልገደላችኋቸውም። ግን አላህ ገደላቸው። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጭብጥን አፈር በወረወርክም ጊዜ አንተ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ

አልወረወርክም። ግን አላህ ወረወረ። አማኞችን ሁሉ ከእርሱ የሆነን መልካም ፈተናን ለመፈተን ይህንን አደረገ። አላህም ሁሉን ሰሚ፤ ሁሉንም አዋቂ ነውና።
عَلِيمٌ ﴿٧﴾

18. ይህ ከአላህ የተቸረ ዕውነት ነው። አላህ የከተዲያንን ሁሉ ተንከል አድካሚ ነውና።
ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهُنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿٨﴾

19. (ከተዲያን ሆይ!) ፍትሕን ብትጠይቁ ፍትሁ በእርግጥ መጥቶላችኋል። ክህደትና መዋጋታችሁን ብትከለክሉም እርሱ ለእናንተ የተሻለ ነው። ወደ መጋደል ብትመለሱም እንመለሳለን። ሰራዊታችሁ ብትበዛም እንኳ ለእናንተ ምንም አትጠቅማችሁም። አላህ ሁልጊዜም ከትክክለኛ አማኞች ጋር ነውና።
إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُدُّوا نَعْدًا وَلَنْ نُّعْنِي عَنْكُمْ فِئَتِكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٩﴾

20. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህንና መልዕክተኛውን ታዘዙ። እናንተም እየሰማችሁ ከእርሱ አትሸሹ።
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿١٠﴾

21. እንደነዚያም የማይሰሙ ሲሆኑ ሰማን እንዳሉትም አትሁኑ።
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١١﴾

22. ከተንቀሳቃሾች ፍጡራን ሁሉ አላህ ዘንድ መጥፎዎች ማለት እነዚያ ሐቅን የማይሰሙ ደንቆሮዎቹ፤ እውነትን የማይናገሩና እውነታን የማይስተውሉት ናቸው።
*إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

23. በውስጣቸው ደግ መኖሩን አላህ ባወቀ ኖሮ የመረዳትን መስማት ያሰማቸው ነበር። ደግ የሌለባቸው መሆኑን እያወቀ ባሰማቸውም ኖሮ እነርሱ እውነትን የተዉ ሆነው በሸሹ ነበር።
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿١٣﴾

24. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! (መልዕክተኛው) ህያው ወደ የሚያደርጋችሁ (እምነት) በጠራችሁ ጊዜ ለአላህና ለመልዕክተኛው ታዘዙ። አላህ በሰውየውና በልቡ መካከል የሚጋርድ መሆኑንና ወደ እርሱም የምትሰበሰቡ መሆናችሁንም እወቁ።
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَٰهٌ مُّخْتَرُونَ ﴿١٤﴾

25. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) ከናንተ መካከል እነዚያን የበደሉትን ብቻ ለይታ የማትጎዳን ፈተና ተጠንቀቁ። አላህ ቅጣቱ ብርቱ መሆኑንም እወቁ።
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٥﴾

26. (ሙስሊሞች ሆይ!) እናንተ በምድር ላይ የተናቃችሁ ጥቂቶች ሆናችሁ ሳላችሁ ሰዎች ሊነጥቁችሁ የምትፈሩ ስትሆኑ ያስጠጋችሁን፤ በእርዳታዉም ያበረታችሁን፤ ከመልካሞች ሲሰዩችም ታመሰግኑ ዘንድ የሰጣችሁን አላህን አስታውሱ።
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَفَّكُمْ النَّاسُ فَعَاوَنَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ يُتَّصِرُونَ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الظَّالِمَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٦﴾

27. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህንና መልዕክተኛውን አትካዱ። አደራዎቻችሁንም እያወቃችሁ አትካዱ።

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ مَثَاقِينَ ۚ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

28. ገንዘቦቻችሁና ልጆቻችሁ ለፈተና ብቻ መሆናቸውንና አላህ ዘንድ ታላቅ ምንዳ ያለ መሆኑን ዕውቁ።

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا ءَمْرَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فَتِنَةٌ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

29. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህን ብትፈሩ የእውነት መለያ ብርሃንን ያደርግላችኋል። ክፉ ሥራዎቻችሁንም ከናንተ ላይ ያብስላችኋል። እናንተንም ይመርላችኋል። አላህ የታላቅ ችሮታ ባለቤት ነው።

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

30. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያም በአላህ የካዱ ሰዎች ሊያስፋህ ወይም ሊገድሉህ ወይም ከመካ ሊያስወጡህ ባንተ ላይ ባሴሩብህ ጊዜ የሆነውን አስታውስ። ያሴራሉም። አላህም ተንከላቸውን ይመልስባቸዋል። አላህ ግን ከሴረሾቹ ሁሉ በላይ ነው።

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُبْتُوكَ أَوْ يِقْتُلُوكَ أَوْ يُبْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِينِ ﴿٣٠﴾

31. አናቅጶችን በነርሱ ላይ በተነበቡ ጊዜም፡ «በእርግጥ ሰምተናል። በሻን ኖሮ የዚህን አባባል ተመሳሳይ ባልን ነበር። ይህ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ተረቶች እንጂ ሌላ አይደለም።» ይላሉ።

وَإِذَا تَنَالَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾

32. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ጌታችን ሆይ! ይህ እርሱ ካንተ ዘንድ የተወረደ እውነት እንደሆነ በእኛ ላይ ከሰማይ ድንጋዮችን አዝንብብን ወይም አሳማሚ ቅጣትን አምጣብን።» ባሉ ጊዜ (የሆነውን አስታውስ)።

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾

33. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተ በመካከላቸው እያለህ አላህ የሚቀጣቸው አይደለም። እነርሱም ምሕረትን የሚለምኑት ሲሆኑ አላህ የሚቀጣቸው አይደለም።

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

34. እነርሱ ከተከበረው መስጊድ የሚከለክሉ ሲሆኑ አላህ የማይቀጣቸው ለመሆኑ ለእነርሱ ምን ዋስትና አላቸው? የቤቱ ጠባቂዎቹ አልነበሩም። ጠባቂዎቹም ክሕደትን ተጠንቃቂዎቹ እንጂ ሌሎቹ አይደሉም። ግን አብዛኛዎቹ አያውቁም።

وَمَا لَهُمْ ءَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۗ إِنْ أَوْلِيَاءَهُ ۗ إِلَّا الْمُتَفَقُونَ ۗ لَوِ كُنُّوا كُفْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

35. በከዕባ ውስጥ ስግደታቸውም ማፋጠኛና ማጨብጨብ እንጂ ሌላ አልነበረም። «ትክዱት በነበራችሁትም ነገር ቅጣትን ቅመሱ» (ይባላሉ)።

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ كُفْرًا ۗ ﴿٣٥﴾

36. እነዚያ የካዱት ከአላህ መንገድ ሊከለክሉ ገንዘቦቻቸውን ያወጣሉ። በእርግጥም ያወጡታል። ከዚያ ግን በእነርሱ ላይ ጸጸት ይሆንባቸዋል። ከዚያም ይሸነፋሉ። እነዚያም የካዱት ሁሉ ወደ ገሀነም ይሰበሰባሉ።

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُجْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

37. አላህ መጥፎውን ነገር ከመልካሙ ሊለይ መጥፎውንም ከፊሉን በከፊሉ ላይ ሊያደርግና በአንድ ላይ ሊያነባብረው በገሀነም ውስጥም ሊያደርገው (ይሰበሰባሉ)። እነዚያ እነርሱ ከሰሪዎቹ ናቸው።

لِيَبْزِيَ اللَّهُ أَحَبَيْتَ مِنَ الظَّيْبِ وَيَجْعَلَ أَحَبَيْتَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٧﴾

38. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ለእነዚያ በአላህ ለካዱት ቢከለክሉ ለእነርሱ በእርግጥ ያለፈውን ሥራ ምሕረት እንደሚደረግላቸው፤ ወደ መጋደል ቢመለሱም (እንደምናጠፋቸው ንገራቸው)። የቀድሞዎቹ ሕዝቦች ልማድ በእርግጥ አልፏልና።

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

39. ሁከት እስከሚጠፋና ሃይማኖት ሁሉ ለአላህ ብቻ እስከሚሆንም ድረስ ተጋደሏቸው። ቢከለክሉም አላህ የሚሠሩትን ሁሉ ተመልካች ነው።

وَقَتَلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِئْتَةً وَيَكُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾

40. (ሙስሊሞች ሆይ!) ከእምነት ቢዘፋም አላህ ረዳታችሁ መሆኑን እወቁ። እርሱ ምን ያምር ጠባቂ! ምን ያምርም ረዳት ነው!

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلٰئِكُمْ مِمَّا أَلْمَوْا وَنِعْمَ التَّٰصِيْرُ ﴿٤٠﴾

41. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) ከማንኛውም ነገር በጦርነት ከካሓዲያን የሚረካችሁትም ሁሉ አንድ አምስተኛው ለአላህና ለመልዕክተኛው፤ ለነብዩ የዝምድና ባለቤቶች፤ ለየቲሞች፤ ለሚስኪኖች፤ ለመንገደኞችም የተገባ መሆኑን እወቁ። በአላህና በዚያም እውነትና ውሸት በተለየበት ቀን ሁለቱ ቡድኖች በተገናኙበት (በበድር) ቀን ባገልጋዎቻችን ላይ ባወረድነውም የምታምኑ እንደ ሆናችሁ ይህንን እወቁ። አላህም በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነው።

*وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَتَىٰ الْحَمْعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

42. (ሙስሊሞች ሆይ!) እናንተ በቅርቢቱ ዳርቻ ሁናችሁ እነርሱ ደግሞ በሩቁቱ ዳርቻ ሆነው የነጋዴዎቹም ቡድን ከናንተ በታች ሲሆኑ በሰፈራችሁ ጊዜ ያደረግንላችሁን አስታውሱ። በተቃጠራችሁም ኖሮ ግን በቀጠሮው በተለያዩችሁ ነበር። ግን አላህ ሊሠራው የሚገባውን ነገር ሊፈጽምና የሚጠፋም ከአስረጅ መድረስ በኋላ እንዲጠፋ፤ ሕያው

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِآخْتِلَافْتُمْ فِي الْمِيْعِدِ وَلَكِنَّ لَيْقِضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ

የሚሆንም ከአስረጅ መድረስ በኋላ ሕዳድ እንዲሆን ያለቀጠሮ አጋጠማችሁ። አላህ በእርግጥ ሁሉን ሰሚና ሁሉንም አዋቂ ነውና።

هَلْكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَىٰ مِنْ حَىٰ عَنْ بَيْنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٣﴾

43. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ በሕልምህ እነርሱን ጥቂት አድርጎ ባሳየህ ጊዜ አስታውስ። እነርሱን ብዙ አድርጎ ባሳየህም ኖሮ በፈራችሁና በነገሩ በተጨቃጨቃችሁ ነበር ግን አላህ አዳናችሁ። እርሱ በደረቶች ውስጥ ያለን ሁሉ አዋቂ ነውና።

إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَتِينْتُمْ وَلَتَنْزَعَنَّهُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾

44. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህም ሊሠራው የሚገባን ነገር ይፈጽም ዘንድ በተጋጠማችሁ ጊዜ እነርሱን በዓይኖቻችሁ ጥቂት አድርጎ ያሳያችሁንና በዓይኖቻቸውም ላይ ያሳነሳችሁን (አስታውሱ)። ነገሮቹም ሁሉ ወደ አላህ ብቻ ይመለሳሉ።

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّمَيُّنِمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيَقَلِّدُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾

45. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ሰራዊትን በገጠማችሁ ጊዜ እርጉ (መክቱ)። አላህንም በብዙው አውሱ። በእርግጥ ትድናላችሁና።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِبْتُمْ فَتَةَ فَأَثْبَتُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

46. (ሙስሊሞች ሆይ!) አላህንና መልዕክተኛውን ታዘዙ ። አትጨቃጨቁም ትፈራላችሁና ኃይላችሁም ትሄዳላችና። ታገሡም አላህ በእርዳታው ከትዕግሥተኞች ጋር ነውና።

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

47. እንደ እነዚያ ለትዕቢትና ለሰዎች ይዩልኝ ሲሉ ከአላህም መንገድ ለማገድ ከሀገራቸው እንደወጡት ሰዎች አትሁኑ። አላህ በሚሠሩት ሁሉ በእውቀቱ ከባቢ ነውና።

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ ﴿٤٧﴾

48. ሰይጣንም ሠራዎቻቸውን ለእነርሱ ባሳመረላቸውና «ዛሬ ለእናንተ ከሰዎች አሸናፊ የላችሁም። እኔም ለእናንተ ረዳት ነኝ።» ባለ ጊዜም (የሆነውን አስታውስ)። ሁለቱ ቡድኖችም በተያዩ ጊዜ ወደኋላው አፈገፈገ። «እኔ ከናንተ ገጹህ ነኝ። እኔ እናንተ የማታዩትን አያለሁ። እኔ አላህን እፈራለሁ። አላህም ቅጣተ ብርቱ ነው።» አላቸው።

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ أَيُّومَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

49. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አስመሳዮችና እነዚያ በልቦቻቸው ውስጥ በሽታ ያለባቸው ሰዎች «እነዚህን ሙስሊሞች ሃይማኖታቸው አታለላቸው። » ባሉ ጊዜ (የነበረውን አስታውስ)። በአላህ ላይ የሚጠጋ (ሁልጊዜም ያሸንፋል)። አላህ ሁሉንም አሸናፊና ጥበበኛ ነውና።

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ عَرَّ هَوَآءًا دِينَهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

50. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያንም በአላህ የካዱትን ሰዎች መላዕክት ፈቶቻቸውንና ጀርባቻቸውን እየመቱ «የቃጠሎን ስቃይ ቅመሱ።» እያሉ በሚገድሏቸው ጊዜ ብታይ ኖሮ (አስደንጋጭን ነገር ታይ ነበር)።

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِرَهُمْ وَذُفُوفًا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾

51. «ይህ እጆቻችሁ ባስቀደሙት ምክንያት አላህ ለባሮቹ በዳይ ባለመሆኑ ነው።» ይባላሉ።

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أُيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾

52. የእነዚያ ሰዎች ልማድ እንደ ፈርዖን ቤተሰብና እንደነዚያም ከእነርሱ በፊት እንደ ነበሩት ህዝቦች ልማድ ነው። በአላህ አናቅጽ ካዱ። አላህም በኃጢአቶቻቸው ያዘቸው። አላህ ሀይለኛና ቅጣተ ብርቱ ነው።

كَذَٰبٌ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَآلِئِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

53. ይህ ቅጣት አላህ በሕዝቦች ላይ የለገሰውን ጾጋ በነፍሶቻቸው ያለውን ነገር እስከሚለውጡ ድረስ የማይለውጥ በመሆኑ ምክንያት ነው። አላህም ሁሉን ሰሚና ሁሉንም አዋቂ ነው።

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيَّرًا تِعْمَةً أُنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

54. እንደ ፈርዖን ቤተሰቦችና እንደእነዚያ ከእነርሱ በፊት እንደ ነበሩት ልማድ (እስከሚለውጡ ድረስ አይለውጥባቸውም)። በጌታቸው ታዓምራት አስተባብሉና በኃጢአቶቻቸው አጠፋናቸው። የፈርዖንን ቤተሰቦች አስመጥናቸው። ሁሉም በዳዮች ነበሩና።

كَذَٰبٌ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَآلِئِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَاۡنُفٍ ظَالِمِينَ ﴿٥٤﴾

55. ከሚንቀሳቀሱ እንስሳዎች ሁሉ አላህ ዘንድ ይበልጥ ክፉዎቹ እነዚያ የካዱት ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነርሱ አያምኑም።

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾

56. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ ከእነርሱ ቃል ኪዳን የያዘክባቸውና ከዚያም በየጊዜው ቃል ኪዳናቸውን የሚያፈርሱ ናቸው። እነርሱም አይጠነቀቁም።

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾

57. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በጦር ላይ ብታገኛቸው በእነርሱ ቅጣት ምክንያት ሌሎቹ ከሐዲያን ይገሠጡ ዘንድ ከኋላቸው ያሉትን በትንባቸው።

فَإِنَّمَا تَتَّفِقَتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَتَرِدَّ بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَعْلَاهُمْ يَدْكُرُونَ ﴿٥٧﴾

58. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከሕዝቦችም በኩል ክህደትን ብትፈራ የቃል ኪዳኑን መፍረስ በማወቅ በኩል ተመሳሳይ ሆናችሁ ቃል ኪዳናቸውን ወደ እነርሱ ጣልላቸው። አላህ ከዳተኞችን ሁሉ አይወድምና።

وَإِنَّمَا تَخَافَنَّ مِنَ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَاتَّبِعْهُم مِّنْ خَلْفِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

59. እነዚያም የካዱት ከአላህ ቅጣት ያመለጡ መሆናቸውን አያስቡ። እነርሱ አያቅቱምና (አያሸንፉምና)።

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾

60. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) ለእነርሱ ከማንኛውም ታይልና ከታይሎ ፈረሶች የቻላችሁትን ሁሉ በእርሱ የአላህን ጠላትና ጠላታችሁን ሌሎችንም ከእነርሱ በስተቀር ያሉትን የማታውቋቸውን አላህ ብቻ የሚያውቃቸውን አስመሳዮች የምታሸብሩበት ስትሆኑ አዘጋጁላቸው። ከማንኛውም ነገር በአላህ መንገድ የምትለግሱት ምንዳው ወደ እናንተ በሙሉ ይሰጣል። እናንተ ቅንጣት አትበደሉም።

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۚ وَعَدُّوا لَهُمْ مَا وَعَدْتُمْ وَمَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

61. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ ዕርቅ ቢያዘነብሉ አንተም ወደ እርቁ ተዘንበልና በአላህ ላይ ብቻ ተመክ። እነሆ እርሱ ሁሉን ሰሚ እና ሁሉን አዋቂው ነውና።

* وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

62. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ሊያታልሉህ ቢፈልጉ አላህ በቂህ ነው። እርሱ ያ በእርዳታውና በምዕምናን ያበረታህ ነውና።

وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۗ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِبَصْرِهِ ۚ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

63. በልቦቻቸውም መካከል ያስማማ ነው። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በምድር ያለውን ሁሉ ሀብት ብትለገስ ኖሮ እንኳን በልቦቻቸው መካከል ባላስማማህ ነበር። ግን አላህ በመካከላቸው አስማማ። እርሱ ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ ነውና።

وَأَلْفَ بَيْنٍ فَلُوْبُهُمْ ۗ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ فَلُوْبِهِمْ ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ۗ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

64. አንተ ነብይ ሆይ! ለሁሉ ነገር በቂህ አላህ ነው። ለተከተሉህም ምዕምናን በቂያቸው አላህ ነው።

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

65. አንተ ነብይ ሆይ! አማኞችን ጠላቶቻቸውን በመዋጋት ላይ አደፋፍራቸው። ከናንተ ውስጥ ሃያ ታጋሾች ቢኖሩ ሁለት መቶን ያሸንፋሉ። ከናንተም መካከል መቶ ሰዎች ቢኖሩ ከእነዚያ ከካዱት ሕዝቦች መካከል አንድ ሺሕን ያሸንፋሉ። ምክንያቱም እነርሱ የማይገነዘቡ ሀዘቦች ናቸውና።

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۗ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا ۚ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

66. አሁን አላህ ከናንተ ላይ አቀለላላችሁ። በእናንተ ውስጥም ድክመት መኖሩን አወቀ። ስለዚህ ከናንተ መካከል መቶ ታጋሾች ቢኖሩ ሁለት መቶን ያሸንፋሉ። ከናንተም አንድ ሺህ ቢኖሩ በአላህ ፍቃድ ሁለት ሺዎችን ያሸንፋሉ። አላህ ከታጋሾቹ ጋር ነውና።

أَلَنْ حَفَمَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ ۚ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

67. ለነብይ በምድር ላይ ጠላቶቹን እስኪያደክም ድረስ ለእርሱ ምረኮኞች ሊኖሩት አይገባም። (አማኞች ሆይ!) የቅርቢቱን ዓለም ጠፊ ጥቅም ትፈልጋላችሁ። አላህ መጨረሻይቱን ይሻል። አላህም ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ ነው።

مَا كَانَ لِتَيْبٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُنْخَبِ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

68. ከአላህ ያለፈ ውሳኔ ባልነበረ ኖሮ በወሰዳችሁት ቤዛ ከባድ ቅጣት በነካችሁ ነበር።

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

69. (አማኞች ሆይ!) ያ! ከጠላት የማረካችሁትን ሀብት የተፈቀደና መልካም ሲሆን ብሉ። አላህንም ፍሩ። አላህም መሓሪና አዛኝ ነውና።

فَكُلُوا مِمَّا عَيْنُكُمْ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَفِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٩﴾

70. አንተ ነብይ ሆይ! ከምርኮኞች መካከል በእጆቻችሁ ላሉት «አላህ በልቦቻቸው ውስጥ በጎን ነገር (እምነትን) ቢያውቅ ከተወሰደባችሁ የተሻለን ይሰጣችኋል። ለእናንተም ይምራችኋል። አላህም መሓሪና አዛኝ ነውና።» በላችው።

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبٌ لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَشَاءْ يَنْزِلْ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيُعْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾

71. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ሊክዱህ ቢፈልጉ ከዚህ በፊት አላህን በእርግጥ ከድተዋል። እናም ከእነርሱ አስመችቶሃል። አላህም ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው።

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

72. እነዚያ በአላህ አምነው ለእርሱም ሲሉ ከሀገራቸው የተሰደዱ በአላህ መንገድ ላይም በጎንዘቦቻቸውና በነፍሶቻቸው የታገሉ እና እነዚያም ስደተኞቹን ያስጠጉና የረዱ ሰዎች እነዚያ ከፊሎቻቸው ለከፊሉ ረዳቶች ናቸው። እነዚያ አምነውም ያልተሰደዱ ሰዎች ደግሞ ለአላህ ብለው እስከሚሰደዱ ድረስ ከእነርሱ ምንም ዝምድና የላችሁም። በሃይማኖት እርዳታን ቢፈልጉባችሁ በእናንተና በእነርሱ መካከል ቃል ኪዳን ባላችሁ ሕዝቦች ላይ ካልሆነ በስተቀር በእናንተ ላይ እነርሱን መርዳት አለባችሁ። አላህ የምትሠሩትን ሁሉ ተመልካች ነውና።

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنَ وَدَّعِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

73. እነዚያም በአላህ የካዱ ሰዎች ከፊሎቻቸው ለከፊሉ ረዳቶች ናቸው። (ከምዕምናን ጋር መረዳዳትን ከከሐዲያን መቆራረጥን) ባትሠሩት በምድር ላይ ሁከትና ታላቅ ጥፋት ይሆናል።

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُن فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

74. እነዚያ አምነው ለእርሱም ሲሉ የተሰደዱት፤ በአላህ መንገድ ላይም የታገሉ እና እነዚያም ያስጠጉና የረዱ እነዚያ ትክክለኛ አማኞች እነርሱው ናቸው። ለእነርሱም ምሕረትና የከበረ ሲሳይ አላላቸው።

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَهُمْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

75. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) እነዚያ በኋላ ያመኑና ከሀገራቸው የተሰደዱ ከናንተም ጋር ሆነው የታገሉ እነዚያ ከናንተው ናቸው። የዝምድናዎች ባለቤቶች በአላህ መጽሐፍ ከፊሎቻቸው ከከፊሉ ለመውረስ የተገቡ ናቸው። አላህ ሁሉን ነገር አዋቂ ነውና።

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

ሱረቱ አት-ተውባህ

1. (ሙስሊሞች ሆይ! ይህ) ከአላህና ከመልዕክተኛው ወደ እነዚያ ቃል ኪዳን ወደ ተጋባችኋቸው አጋሪዎች የሚደርስ የውል መሻሪያ መልዕክት ነው።

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٦﴾

2. (ከሐዲያን ሆይ!) በምድር ላይ አራት ወሮችን ጸጥተኛ ስትሆኑ ተንቀሳቀሱ። እናንተ ከአላህ ቅጣት የማታመልጡ መሆናችሁንና አላህ ከሐዲያንን አዋራጅ መሆኑንም እውቁ።

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَلِمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ﴿٧٧﴾

3. (ይህ) ከአላህና ከመልዕክተኛው በታላቁ ሐጅ ቀን የወጣ አላህ እና መልዕክተኛው ከአጋሪዎቹ ንጹህ መሆናቸውን የሚገልፅ አዋጅ ነው። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከክህደት ብትጸጸቱ እርሱ ለእናንተ በላጭ ነው። ከእምነት ብትሸሹ ግን እናንተ አላህን የማታቅቱት መሆናችሁን እውቁ በማለት ወደ ሰዎች የሚደርስ ማስታወቂያ ነው። እነዚያን በአላህ የካዱትን ሰዎች በአሳማሚ ቅጣት አብስራቸው።

وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَيُبْئِرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧٨﴾

4. እነዚያ ከአጋሪዎቹ መካከል እነዚያ ቃል ኪዳን የተጋባችሁላቸውና ከዚያ ምንም ያላጎደሉባችሁ፤ በእናንተ ላይ ለማጥቃት አንድንም ያልተባበሩባችሁ ቃል ኪዳናቸውን እስከ ጊዜያቸው መጨረሻ ድረስ ሙሉላቸው። አላህ ጥንቁቆችን ይወዳልና።

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٩﴾

5. የተከበሩት ወሮች ባለቁ ጊዜ አጋሪዎቹን ባገኛችሁባቸው ስፍራ ሁሉ ግደሏቸው። ያዟቸውም። ክብረቸውም። እነርሱንም ለመጠባበቅ ስትሉ በየኬላው ላይ ተቀመጡ። ሆኖም ቢጸጸቱ፤ ሰላትን በደንቡ ቢሰግዱና ግዴታ የሆነባቸውን የዘካ ምጽዋትን በትክክል ከሰጡ መንገዳቸውን ልቀቁላቸው። አላህ መሀሪና አዛኝ ነውና።

فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِنَّا تَائِبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْنَا الزَّكَاةَ فَحَلَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٠﴾

6. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከአጋሪዎች መካከል አንዱ ጥገኝነትን ቢጠይቅህ የአላህን ቃል ይሰማ ዘንድ አስጠጋው። ከዚያ ወደ ሰላም ማግኛው ስፍራ አድርሰው። ይህም የሆነው እነርሱ የማያውቁ ህዝቦች በመሆናቸው ነው።

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

7. ለአጋሪዎች ከአላህና ከመልዕክተኛው ዘንድ የሰላም ቃል ኪዳን እንዴት ይኖራቸዋል? እነዚያ በተከበረው መስጊድ ዘንድ ቃል ኪዳን የገባችሁላቸው ሰዎች ብቻ ሲቀሩ። እነዚያም በቃል ኪዳናቸው ለእናንተ ቀጥ እስከላላችሁ ድረስ ለእርሱም በቃላችሁ ቀጥ በሉላቸው። አላህ ጥንቁቆችን ሁሉ ይወዳልና።

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتَلُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

8. በእናንተ ላይ ቢያይሉ ዝምድናንና ቃልኪዳንን የማይጠብቁ ሰዎች ሲሆኑ እንዴት ከአላህና ከመልዕክተኛው ዘንድ ቃልኪዳን ይኖራቸዋል? በአፎቻቸው ይሸነግሏችኋል። ልቦቻቸው ግን እምቢ ይላሉ። አብዛኞቻቸውም አመጸኞች ናቸው።

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨﴾

9. በአላህ አናቅጽ ጥቂትን ዋጋ ገዙ። እናም ከመንገዱም ሰዎችን አገዱ። እነርሱ ይሰሩት የነበሩት ሥራም እጅግ በጣም ከፋ።

أَشْتَرُوا بِبَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

10. በትክክልኛ አማኞች ላይ ዝምድናንም ሆነ ቃል ኪዳንን አይጠብቁም። ወሰን አላፈዎች ማለት እነርሱው ናቸው።

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾

11. (ሙስሊሞች ሆይ!) ቢጸጸቱ፤ ሰላትንም ደንቡን አሟልተው ቢሰገዱና ግድ የሆነባቸውንም ዘካን በትክክል ቢሰጡ የእምነት ወንድሞቻችሁ ናቸው። ለሚያውቁ ህዝቦች ሁሉ አናቅጽን እናብራራለን።

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفِصِلُ الْآلِيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

12. ከቃልኪዳናቸው በኋላ መሀለዎቻቸውን ካፈረሱና ሃይማኖታችሁን ከንቋሸሹ የክህደት መሪዎች ከክህደት ተግባራቸው ይከለክሉ ዘንድ ተዋጋቸው። እነርሱ ምንም ቃልኪዳን የላቸውምና።

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

13. እነዚያ መሀለዎቻቸውን ያፈረሱትን፤ መልዕክተኛውንም ከሀገር ለማውጣት ያሰቡትን ህዝቦች እነርሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ጦርነት የጀመሯችሁን ህዝቦች ሲሆኑ ለምን አትወዳቸውም? ትፈሯቸዋላችሁን? ትክክልኛ አማኞች ከሆናችሁ አላህን ይበልጥ ልትፈሩት የተገባው ነው።

أَلَّا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

14. (ሙስሊሞች ሆይ!) ተጋደሏቸው። አላህ በእጆቻችሁ ያሰቃያቸዋል። ያዋርዳቸዋል። በእነርሱም ላይ ይረዳችኋል። የአማኝ ህዝቦችን ልቦችንም ያሸራል።

فَتَلَوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

15. የልቦቻቸውንም ቁጭት ያስወግዳል። አላህ ከሚፈልገው ሰው ላይ ጸጸትን ይቀበላል። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው።

وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

16. አላህ ከመካከላችሁ በትክክል ለአላህ መስዋዕት የሚከፍሉትንና (የታገሉትን) ከአላህ፣ ከመልዕክተኛውና ከትክክለኛ አማኞች በስተቀር አማካሪ ያልያዙትን ክፍሎች ላይቶ ሳያውቅ (ሳይገልጽ) የምትተዉ መሰላችሁን? አላህ የምትሰሩትን ሁሉ ዉስጠ አዋቂ ነው።

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

17. አጋሪዎች በራሳቸው ላይ በክህደት የሚመሰክሩ ሲሆኑ የአላህን መስጊዶች ሊንከባከቡ አይገባቸዉም። እነዚያ ሥራዎቻቸው የተበላሹና በእኹራም በእሳት ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው።

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

18. የአላህን መስጊዶች የሚንከባከቡ ሰዎች በአላህና በመጨረሻው ቀን ያመኑ፤ ሰላትንም ደንቡን ጠብቀው የሚሰግዱ፤ ግዴታ ምጽዋትን በትክክል የሚሰጡ፤ ከአላህ ሌላ ምንንም ያልፈሩ ሰዎች ብቻ ናቸው። እንዲህ ያሉት ሰዎች ቀናዉን መስመር ከያዙት መሆናቸው ይከጀላልና።

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

19. ሰዎችን ማጠጣትንና የተከበረውን መስጊድ መንከባከብን፤ በአላህና በመጨረሻው ቀን እንዳመነና በአላህ መንገድም እንደታገለ ሰው እምነትና ትግል አደረጋችሁትን? በአላህ ዘንድ ፈጽሞ ሁለቱ ተግባሮች አይስተካከሉም። አላህ በዳይ ህዝቦችን ሁሉ ወደ ቀጥተኛው መንገድ አይመራምና።

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٩﴾

20. እነዚያ በአላህ ያመኑት ከየአገሮቻቸዉም የተሰደዱት በገንዘቦቻቸውና በነፍሶቻቸዉም በአላህ መንገድ ላይ የታገሉት አላህ ዘንድ በደረጃ በጣም የላቁ ናቸው። ፍላጎታቸውን ያገኙ ማለትም እነርሱው ናቸው።

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

21. ጌታቸው ከእርሱ በሆነው እዝነትና ውዴታ፤ በውስጡ የማያቋርጥ መጠቀሚያ ባለባት ገነትም ያበስራቸዋል።

يُبْنِيهِمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَدَّتْ لَهُمْ فِيهَا نِعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾

22. በውስጧ ዘላለም ዘውታሪዎች ሲሆኑ **خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ** ያበስራቸዋል። አላህ እርሱ ዘንድ ታላቅ ምንዳ አለና።

23. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አባቶቻችሁንና ወንድሞቻችሁን ክህደትን ከእምነት አብልጠው ከወደዱ ወዳጆች አድርጋችሁ አትያዟቸው። ከናንተ መካከል እነርሱን ወዳጅ የሚያደርጓቸው ሁሉ በዳዮች ማለት እነርሱው ናቸው።

24. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አባቶቻችሁ፤ ወንዶች ልጆቻችሁ፤ ወንድሞቻችሁ፤ ሚስቶቻችሁ ዘመዶቻችሁ፤ የሰበሰባችኋቸው ሀብቶች፤ መክሰሯን የምትፈሯት ንግድና የምትወዷቸው መኖሪያዎች በእናንተ ዘንድ ከአላህ፤ ከመልዕክተኛውና በእርሱ መንገድ ከመታገል ይበልጥ የተወደዱ ከሆኑ አላህ ጉዳዩን እስከሚያመጣ ድረስ ተጠባባቂ በላቸው። አላህ አመጻኞች ህዝቦችን ሁሉ አይመራም።

25. (ሙስሊሞች ሆይ!) አላህ በብዙ የጦር ሜዳዎች ላይ እገዛውን ለግሰላችኋል። የሁነይንም ቀን ብዛታችሁ ባስደነቀቻችሁና ለእናንተም ብዛት ምንም ባልጠቀመችሁ ጊዜ ምድርም ከስፋቷ ጋር በጠበቀችሁና ከዚያ ተሸናፊዎች ሆናችሁም በዙራችሁ ጊዜ ረዳችሁ።

26. ከዚያም አላህ እርጋታውን በመልዕክተኛውና በምዕመናኖች ላይ አወረደ። ያላያችኋቸውንም ሰራዊት አወረደ። እነዚያን የካዳትንም ሰዎች በመግደልና በመማረክ አሰቃየ። ይህም የከተዲያን ፍዳ ነው።

27. ከዚያም ከዚህ በኋላ አላህ ከሚፈልገው ሰው ላይ ጸጸትን ይቀበላል። አላህ እጅግ መሀሪና አዛኝ ነውና።

28. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! በአላህ አጋሪዎች እርኩሶች ብቻ ናቸው። እናም ከዚህ ዓመታቸው በኋላ ወደ ተከበረው መስጊድ እንዳይቀርቡ። ድህነትንም ብትፈሩ አላህ ቢፈልግ ከቸሮታው በእርግጥ ያከብራችኋል። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነውና።

29. (ሙስሊሞች ሆይ!) ከእነዚያ መጽሐፍን ከተሰጡ ሰዎች መካከል እነዚያን በአላህና በመጨረሻው ቀን

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَدَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكُمْ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِئْتُمْ عَلَيْهِ عِثْلَ خَبْثٍ فَسَوْفَ يُعْذِبُكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنِ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

فَتَبَلَّغُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

የማያምኑትን ክፍሎች አላህና መልዕክተኛው እርም ያደረጉትንም እርም የማያደርጉትን፤ እውነተኛውንም ሃይማኖት የማይቀበሉትን የተዋረዱ ሆነው ግብርን በእጆቻቸው እስከሚሰጡ ድረስ ተዋጋቸው።

وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٩٠﴾

30. አይሁድ «ኡዘይር የአላህ ልጅ ነው።» አሉ። ክርስቲያኖችም «አል-መሲህ የአላህ ልጅ ነው።» አሉ። ይህ በአፍቻቸው የሚናገሩት ጸያፍ ቃላቸው ነው። የእነዚያን ከእነርሱ በፊት የካዱትን (ሰዎች) ቃል ያመሰግናሉ። አላህ ያጥፋቸው። ከእውነት እንዴት ያፈነግጣሉ?

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٩٠﴾

31. አይሁድና ክርስቲያኖች ከእርሱ በስተቀር ሌላ አምላክ የሌለውን አንዱን አምላክ አላህን ብቻ ሊገዙ እንጂ ያልታዘዙ ሲሆኑ ሊቃውንቶቻቸውን፤ መነኮሳቶቻቸውንና የመርዮምን ልጅ አልመሲሕንም ከአላህ ሌላ አማልክት አድርገው ያዙ። ከእርሱ በስተቀር ትክክለኛ አምላክ የለም። አላህ ግን ከሚያገሩት ሁሉ የጠራ ነው።

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩١﴾

32. ከሐዲያን የአላህን ብርሃን በአፍቻቸው ለማጥፋት ይፈልጋሉ። እርሱ (አላህ) ከሐዲያን ቢጠሉም እንኳ ብርሃኑን መሙላትን እንጂ ሌላን አይሻም።

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنْمِثَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٩٢﴾

33. አላህ ያ አጋሪዎቹ ቢጠሉም ከሃይማኖት ሁሉ በላይ ይፋ ያደርገው ዘንድ መልዕክተኛው ሙሐመድን በቅን መንገድና በእውነተኛ ሃይማኖት ላይ አድርጎ የላከው ብቸኛ አምላክ ነው።

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩٣﴾

34. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ከሊቃውንትና ከመነኮሳት ብዙዎቹ የሰዎችን ገንዘቦች በውሸትም ይበላሉ። ከአላህም መንገድም ሰዎችን ያግዳሉ። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያንም ወርቅንና ብርን የሚያደልቡትን በአላህም መንገድ ላይ የማያወጧቸውን ሰዎች በአሳማሚ ቅጣት አብስራቸው።

*يَتَّخِذُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٩٤﴾

35. (በብሩና በወርቁ) ላይ በገሀነም እሳት ውስጥ በሚግሉበትና ግንባሮቻቸውም፣ ጎዖቻቸውም፣ ጀርባቻቸውም በእርሱ በሚተኮሱበት ቀን አሳማሚ በሆነ ቅጣት አብስራቸው። «ይህ ለነፍሶቻችሁ ያደለባችሁት ነው። ታደልቡት የነበራችሁትንም ቅመሱ።» ይባላሉ።

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْتُمْ كَفَرُونَ ﴿٩٥﴾

36. የወራት ቁጥር አላህ ዘንድ በአላህ መጽሐፍ ውስጥ ሰማያትንና ምድርን በፈጠረበት ቀን አስራ ሁለት ወር ብቻ ነው። ከእነርሱም መካከል አራቱ የተከበሩ ወሮች ናቸው። ይህ ቀጥተኛው ሃይማኖት ነው። በእነርሱ ውስጥም (ክብሮቻቸውን በመጣስ) ነፍሶቻችሁን አትበድሉ። አጋሪዎችንም በአንድ ላይ ሆነው እንደሚጋደሏቸው በአንድ ላይ ሆናችሁ ተጋደሏቸው። አላህ በእርዳታው እርሱን ከሚፈሩት ጋር መሆኑን እውቁ።

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقِيَمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يَقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

37. የአንዱን ወር ክብር ወደ ሌላው ማዘግየት በክህደት ላይ ክህደትን መጨመር ነው። በዚህ ተግባር ላይ እነዚያ በአላህ የካዱት (ሰዎች) ይሳሰቡበታል። በአንደኛው ዓመት የተፈቀደ ያደርጉታል። በሌላው ዓመት ደግሞ ያወግዙታል። ይህም አላህ ያከበራቸውን ወሮች ቁጥር ሊሞሉበትና አላህ እርም ያደረገውን ደግሞ የተፈቀደ ሊያደርጉበት ነው። መጥፎ ሥራዎቻቸው ለእነርሱ ተዋበላቸው። አላህ ከሐዲያን ህዝቦችን ወደ ቀናው መንገድ አይመራም።

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيَرْطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنٌ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

38. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! «በአላህ መንገድ ለመታገል ዝመቱ።» በተባላችሁ ጊዜ ወደ ምድር የምትወዘፉት ለምንድን ነው? የቅርቢቱን ህይወት ከመጨረሻይቱ ህይወት ይበልጥ ወደዳችሁን? የቅርቢቱ ህይወት ጥቅም ከመጨረሻይቱ ህይወት አንፃር ጥቂት እንጂ ምንም አይደለም።

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَا قُلْنَا إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِينُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٣٨﴾

39. (አማኞች ሆይ!) ለዘመቻ ባትወጡ አላህ አሳማሚ ቅጣት ይቀጣችኋል። ከናንተ ሌላ የሆኑን ህዝቦችም ይለውጣል። አላህን በምንም አትጎዱትም። አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነውና።

إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

40. (ሙስሊሞች ሆይ!) ነብዩ ሙሐመድን ባትረዱት እነዚያ በአላህ የካዱት ህዝቦች የሁለት ሰዎች ሁለተኛ ሆኖ ከመካ ባስወጡት ጊዜ አላህ ረድቶታል። ሁለቱም በዋሻው ሰላ ለጓደኛው «አትዘን አላህ ከእኛ ጋር ነውና» ባለ ጊዜ አላህ እርጋታውን በእርሱ ላይ አወረደ። ባላያችኋቸውም ሰራዊት አበረታው። የእነዚያን በአላህ የካዱትን ሰዎች ቃል የበታች አደረገ። የአላህ ቃል ግን የበላይ ነው። አላህ ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ ነውና።

إِلَّا تَنْفَرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

41. (አማኞች ሆይ!) ቀላሎችም ከባዶችም ኾናችሁ ዝመቱ። በአላህ መንገድ በገንዘቦቻችሁና በነፍሶቻችሁ ታገሉ ። ይህ ተግባር የምታውቁ ከሆናችሁ ለእናንተ በጣም የተሻለ ነው።

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٤١﴾

42. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የጠራህባቸው ነገር ቅርብ ጥቅምና መካከለኛ ጉዞ በሆነ ኖሮ በተከተሉህ ነበር። ግን በእነርሱ ላይ መንገዲቱ ራቀቸባቸው። «በቻልንም ኖሮ ከናንተ ጋር በወጣን ነበር» ሲሉ በአላህ ይምላሉ። እራሳቸውን ለጥፋት (በውሽት) ይዳርጋሉ ። አላህ እነርሱ ውሸታሞች መሆናቸውን ያውቃል።

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ ۚ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِآلِهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

43. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ ይቅር ብሎሀል። እነዚያ እውነተኛ እስከሚገለጹልህና ውሸታሞቹን ለይተህ እስከምታውቅ ድረስ ለእነርሱ ከዘመቻ እንዲቀሩ ለምን ፈቀድክላቸው?

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ ﴿٤٣﴾

44. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምኑትን በገንዘቦቻቸውና በነፍሶቻቸው ከመታገላቸው ለመቅረት ፈቃድን አይጠይቁህም። አላህም በትክክል የሚፈሩትን ሰዎች ሁሉ አዋቂ ነው።

لَا يَسْتَنْذِرُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾

45. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ፈቃድ የሚጠይቁህ እነዚያ በአላህና በመጨረሻው ቀን የማያምኑት፤ ልቦቻቸው የተጠራጠሩት ሰዎች ብቻ ናቸው። እነርሱም በጥርጣሬያቸው ውስጥ ይዋልላሉ።

إِنَّمَا يَسْتَنْذِرُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَأَزَّابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾

46. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ ዘመቻ መውጣት ባሰቡ ኖሮ ለእርሱ ዝግጅትን ባሰናዱ ነበር። ግን አላህ ለመውጣት እንቅስቃሴያቸውን ጠላውና አሰነፋቸው። «ከተቀማጮቹ ጋር ተቀመጡ።» ተባሉም።

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ۚ وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾﴾

47. (አማኞች ሆይ!) ከናንተ ጋር በወጡ ኖሮ ጥፋትን እንጂ አይጨምሩላችሁም ነበር። ሁከትንም የሚፈልጉላችሁ ሲሆኑ በመካከላችሁ ነገርን በማሰባቀጥ ይቻሉ ነበር። በእናንተ ውስጥ ለእነርሱ አዳማጮች አሏቸው። አላህም በዳዮችን አዋቂ ነው።

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ۚ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

48. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነርሱ ጠይዎች ሲኾኑ እውነቱ እስከመጣና የአላህም ትዕዛዝ እስከተገለጸ ድረስ ከዚህ በፊት ሁከትን በእርግጥ ፈለጉ። ነገሮችንም ሁሉ አገላበጡልሁ።

لَقَدْ ابْتِغَوْا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٤٨﴾

49. ከእነርሱም ውስጥ «ፍቀድልኝ አትሞክረኝ» የሚል ሰው አለ። (ሙስሊሞች) አስተውሉ! እነኝህ ሰዎች በመከራ ውስጥ ወደቁ። ገሀነም ከሐዲያንን ከባቢ ናት።

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أُنذِرْنِي وَلَا تَجْعَلْنِي ۚ أَلَا فِي
 الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ
 بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾

50. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) መልካም ነገር ቢያገኝህ ያስከፋቸዋል። መከራ ቢያገኝህ ግን «ፊቱንም ይህን ፈርተን የግል ጥንቃቄያችንን ይዘናል።» ይላሉ። ተደሳቾች ሆነውም ይሸሻሉ።

إِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكَ
 مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ
 وَبِتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾

51. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «አላህ ለእኛ የጻፈልን እንጂ ሌላ አይነካንም። እርሱ ረዳታችን ነው። ምዕምናን በአላህ ላይ ብቻ ይመኩ።» በላቸው።

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ
 مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

52. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በእኛ ላይ ከሁለቱ መልካሞች አንደኛዋን እንጂ ሌላን ትጠባብቃለችሁ? እኛም አላህ ከእርሱ በሆነው ቅጣት ወይም በእጆቻችን የሚያጠፋችሁ መሆኑን በእናንተ ላይ እንጠባብቃለን። ተጠባብቁ። እኛም ከናንተው ጋር ተጠባባቂዎች ነንና።» በላቸው።

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ
 وَتَحْنُ تَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ
 بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا
 مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾

53. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ወዳችሁም ሆነ ጠልታችሁ ለግሱ ከናንተ ተቀባይ የላችሁም። እናንተ አመጸኞች ህዝቦች ናችሁና።» በላቸው።

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ
 إِن كُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾

54. ልግስናዎቻቸውን ከእነርሱ ተቀባይነት እንዳይኖራቸው ያደረገው በአላህና በመልዕክተኛው የካዱ፤ ሰላትንም ስልቶቻች ሆነው እንጂ የማይሰግዱ፤ እነርሱም ጠይቆች ሆነው እንጂ የማይሰጡ ከመሆናቸው በስተቀር ሌላ ነገር አልከለከላቸውም።

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ إِنَّهُمْ
 كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ
 إِلَّا وَهُمْ كَسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ
 كَارْهُونَ ﴿٥٤﴾

55. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ገንዘቦቻቸውና ልጆቻቸው አይደነቁህ። አላህ የሚሻው በቅርቢቱ ህይወት በእነርሱ (በገንዘቦቻቸውና በልጆቻቸው) ሊቀጣቸው ነፍሶቻቸውም ከሐዲያን ሆነው ሊሞቱ ብቻ ነውና።

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ
 اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ
 أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَاْفِرُونَ ﴿٥٥﴾

56. እነርሱም ከናንተ ጋር ለመሆናቸው በአላህ ይምላሉ። እነርሱ ግን ከናንተ ጋር አይደሉም። ይልቁንም እነርሱ አጋሪዎችን ያገኘው ነገር እንዳያገኛቸው የሚፈሩ ህዝቦች ናቸው።

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ
 مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴿٥٦﴾

57. (ሙስሊሞች ሆይ!) መጠጊያ ወይም መሸሸጊያ ዋሻዎችን ወይም መግቢያ ቀዳዳዎችን ባገኙ ኖሮ በፍጥነት ወደ እርሱ በሸሹ ነበር።

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغْرَبَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا
 لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾

58. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነርሱ መካከል በምጽዋቶች ክፍፍል ዙሪያ የሚዘልፉህ ሰዎች አሉ። ከእርሷም የሚሹትን ያህል ቢሰጡ ይደሰታሉ። ከእርሷ ምንም ካልተሰጣቸው ግን ይጠላሉ።

وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَحْضُونَ ﴿٥٨﴾

59. እነርሱም አላህና መልእክተኛው የሰጣቸውን በወደዱ፤ «አላህ በቂያችን ነው አላህ ከችሮታው በእርግጥ ይሰጠናል፤ መልእክተኛውም (ይሰጠናል) እኛ ወደ አላህ ከጃዮች ነን።» ባሉ ኖሮ ለእነርሱ በተሸላቸው ነበር።

وَلَوْ أَنَّهُمْ رِضْوَانًا مَا عَاتَبْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

60. ግዴታ ዘካን የሚከፈሉት ለድሆች፤ ለችግረኞች፤ በእርሷም ላይ ለሚሰሩ ሠራተኞች፤ ልቦቻቸው በኢስላም ለሚለማመዱት ወገኖች፤ ጭንቃዎችን (ባረያዎች) ነጻ ለማውጣት፤ ባለ እዳ ለሆኑት፤ በአላህ መንገድም ለሚሰሩና (ስንቅ ላለቀበት) መንገደኛ ብቻ ነው። ይህ ስርአት ከአላህ የተደነገገ ግዴታ ነው። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው።

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

61. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከአስመሳዮች መካከል ነብዩ ሙሐመድን የሚያስቸግሩና «እርሱ እኮ ወሬ ሰሚ ነው።» የሚሉ አሉ። «ለእናንተ የበጎ ወሬ ሰሚ ነው። በአላህ ያምናል። አማኞችንም ያምናቸዋል። ከናንተ መካከል ለእነዚያ በአላህ ላመኑት ሰዎችም እዝነት ነው።» በላቸው። እነዚያ የአላህን መልዕክተኛ የሚያስቸግሩ ሰዎች ሁሉ አሳማሚ ቅጣት አለባቸው።

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

62. አላህንና መልዕክተኛውን ሊያስወድዱ ሲገባቸው እናንተን ሊያስወድዷቸው ዘንድ በአላህ ይምሉላችኋል። ትክክለኛ አማኞች ከሆኑ (ግን አላህንና መልዕክተኛው ሊያስወድዱ ይገባቸዋል)።

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

63. አላህንና መልዕክተኛውን የሚከራከር ሰው ሁሉ በውስጡ ዘውታሪ ሲሆን የተዘጋጀችለት የገሀም እሳት መሆኑን አያውቁምን? ይህ ደግሞ ታላቅ ውርደት ነው።

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِّنْ يُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخُرْءِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

64. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አስመሳዮች በልቦቻቸው ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ የሚነግራቸው ምዕራፍ በእነርሱ ላይ መወረዱን ዘወትር ይፈራሉ። «ተሳሳቁ። አላህ የምትፈሩትን ነገር ሁሉ ገላጭ ነው።» በላቸው።

يَحْذَرُ الْمُتَنَفِقُونَ أَنْ تُنزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِرْءُوا إِنَّا لِلَّهِ فَخْرٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

65. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ብትጠይቃቸው «እኛ የምንዘባርቅና የምንጮወት ሰዎች ብቻ ነበርን።» ይላሉ። «በአላህ፤ በአናቅዱና በመልዕክተኛው ላይ ትቀልዱ ነበራችሁን?» በላቸው።

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ يَا آلَ اللَّهِ وَعَايِبَيْهِءَ وَرَسُولِهِءَ كُنْتُمْ نَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾

66. (አስመሳዮች ሆይ!) አታመካች ከእምነታችሁ በኋላ በእርግጥ ክዳችኋልና። ከናንተ አንዲን ቡድን ብንምር የሌላዎን ቡድን አባላት ግን ታጢአተኞች በመሆናቸው እንቀጣላን።

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ ظَالِمَةٍ مِّنْكُمْ نَعَذِّبُ ظَالِمَةً ﴿٦٦﴾ يَأْتَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

67. የወንድ አስመሳዮችና የሴት አስመሳዮች ከፊሎቻቸው ከከፊሉ ናቸው። በመጥፎ ነገር ያዛሉ። ከደግ ነገርም ይከለክላሉ። እጆቻቸውን ከልግስና ይሰበስባሉ። ለአላህ መታዘዝን ረሱ (ተዉ)። ስለዚህ እርሱም ተዋቸው። አስመሳዮቹ አመጸኞች ማለት እነርሱው ናቸው።

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾

68. የወንድ አስመሳዮችንና የሴት አስመሳዮችን እንዲሁም ከሐዲያንን የገሀነምን እሳት በውስጧ ዘውታሪዎች ሲሆኑ አላህ ቃል ገብቶላቸዋል። እርሷ በደቃቸው ናት። አላህ ረግሟቸዋል። ለእነርሱም ዘውታሪ ቅጣት አለባቸው።

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَعَذَابٌ مُّهِيمٌ ﴿٦٨﴾

69. (አስመሳዮች ሆይ!) ተግባራችሁ ልክ እንደእነዚያ ከናንተ በፊት እንደነበሩት ህዝቦች ነው። ከናንተ ይበልጥ በሃይል የበረቱ በገንዘብና በልጆችም ከናንተ ይበልጥ የበዙ ነበሩ። በእድላቸው ተጠቀሙ። እነዚያም ከእናንተ በፊት የነበሩት በዕድላቸው እንደተጠቀሙ በዕድላችሁ ተጠቀማችሁ። እንደዘባረቁትም ዘባረቃችሁ። እነዚያ ስራዎቻቸው በቅርቢቱም ሆነ በመጨረሻይቱ ዓለም ተበላሹ። ከሳሪዎቹም ማለት እነርሱው ናቸው።

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا أَوْلِيَاكُمْ حَيْثُ أَغْمَلْتُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَوْلِيَاكُمْ هُمُ الْخَالِصُونَ ﴿٦٩﴾

70. የእነዚያ ከእነርሱ በፊት የነበሩት የኑህ፤ የዓድ፤ የሰሙድ፤ የኢብራሂም ህዝቦች፤ የመድዮን ባለቤቶችና የተገልባጮቹም ከተሞች ታሪክ አልመጣላቸውም? መልዕክተኞቻቸው ግልጽ ተዓምራትን አመጡላቸው። አላህ የሚበድላቸው አልነበረም። ግን በራሳቸው ነፍሶቻቸውን የሚበድሉ ነበሩ።

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾

71. ወንድ አማኞችና ሴት አማኞች ከፊሎቻቸው ለከፊሉ ረዳቶች ናቸው። በደግ ነገር ያዝዛሉ። ከክፋም ነገር ይከለክላሉ። ሰላትን ይሰግዳሉ። ዘካን ይሰጣሉ።

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

አላህንና መልዕክተኛውን ይታዘዛሉ። እነዚያን አላህ በእርግጥ ያዝንላቸዋል። አላህ ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ ነው።

وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

72. አላህ የወንድ ትክክለኛ አማኞችንና የሴት ትክክለኛ አማኞችን ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገንቶች በውስጣቸው ዘውታሪዎች ሲሆኑ በመኖሪያ ገንቶችም ውስጥ መልካም መኖሪያ ቤቶችን ቃል ገብቶላቸዋል። ከአላህ የሆነው ውዴታ ደግሞ ከሁሉ የበለጠ ነው። ይህ እርሱ ታላቅ ዕድል ነው።

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

73. አንተ ነብዩ ሆይ! ከሐዲያንንና አስመሳዮችን ታገል። በእነርሱ ላይም ጩክን። መኖሪያቸውም ገሀነም ናት። መመለሻይቱም በጣም ከፋች።

بِأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَبئس الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

74. ምንም ያላሉ ለመሆናቸው በአላህ ይምላሉ። ግን የክህደትን ቃል በእርግጥ አሉ። ከእስልምናቸውም በኋላ ካዱ። ያላገኙትንም ነገር አሰቡ። አላህና መልዕክተኛው ከቸሮታው ያከበራቸው መሆኑን እንጂ ሌላን አልጠሉም። ቢጸጸቱም ለእነርሱ የተሻለ ይሆናል። ቢሸሹም አላህ በቅርቢቱና በመጨረሻይቱ ዓለም አሳማሚን ቅጣት ይቀጣቸዋል። ለእነርሱም በምድር ውስጥ ምንም ወዳጅና ረዳት የላቸውም።

يَجْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ أُولُو بَيْتَالٍ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

75. ከእነርሱም መካከል አላህን «ከቸሮታው ቢሰጠን በእርግጥ እንመጸውታለን። በእርግጥ ከመልካሞችም እንሆናለን።» ሲል ቃል የገባ አለ።

* وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنِ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَنصُرَنَّكَ وَتَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

76. ከዚያም ከቸሮታውም በሰጣቸው ጊዜ ሰሰቱ። እነርሱ ቃል ኪዳናቸውን የተው ሆነውም ዞሩ።

فَلَمَّا اٰتٰنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ جٰهَلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾

77. ለአላህ ቃል የገቡትን በማፍረሳቸውና ይዋሹትም በነበሩት ውሸት ምክንያት እስከሚገናኙት ቀን ድረስ ንፍቅናን በልቦቻቸው አስከተላቸው።

فَاعْتَبَهُمْ يٰٓفٰقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗٓ بِمَا اَخْلَقُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾

78. (አስመሳዮችን) አላህ ምስጢራቸውንና ውይይታቸውን የሚያውቅ መሆኑንና አላህም ሩቅ ነገሮችን ሁሉ በጣም አዋቂ መሆኑን አያውቁምን?

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَمُ الْغَيْبِ ﴿٧٨﴾

79. እነዚያ ከምዕምናን በምጽዋቶች ፈቃደኛ የሆኑትን የችሎታቸውን ያክል እንጂ የማያገኙትን ሰዎች የሚያነውሩና በእነርሱ የሚሰለፉ ሰዎች ሁሉ አላህ ከእነርሱ ይሰለቅባቸዋል። ለእነርሱም አሳማሚ ቅጣት አለባቸው።

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

80. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለእነርሱ ምሕረትን ብትለምንላቸውም ወይም ባትለምንላቸው ሁሉም እኩል ነው። ለእነርሱ ሰባ ጊዜ ምህረትን ብትለምንላቸው እንኳን አላህ በፍጹም አይምራቸውምና። ምክንያቱም እነርሱ በአላህና በመልዕክተኛው ክደዋልና። አላህ አመጸኞች ህዝቦችን አያቀናም።

أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرِ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾

81. እነዚያ ከዘመቻ የቀሩት ሰዎች ከአላህ መልዕክተኛ በኋላ ተገንጥለው በመቀመጣቸው ተደሰቱ። በአላህ መንገድ በገንዘቦቻቸውና በነፍሶቻቸው መታገልን ጠሉ። ለሌሎችም «በሐሩር አትሂዱ» አሉ። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «የገሀም እሳት ትኩሳት በጣም ከዚህ የበረታ ነው።» በላቸው። እናም የሚያውቁ ቢሆኑ ኖሮ ከዘመቻው አይቀሩም ነበር።

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾

82. አስመሳዮች ጥቂት ጊዜን ብቻ ይሳቁ። ይሠሩት በነበሩት እኩይ ተግባር ምክንያት ዋጋ ብዙ ጊዜ ያለቅሳሉና።

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

83. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነርሱ መካከል ወደ ሆነችው ቡድን አላህ በሰለም ቢመልስህና ካንተ ጋር ዘመቻ ለመውጣት ቢያስፈቅዱህ «ከእኔ ጋር በፍጹም አትወጡም። ከእኔም ጋር ጠላትን አትዋጉም። እናንተ በመጀመሪያ ጊዜ መቀመጥን ወዳችኋልና። ይልቁንም ከተቀማጮች ጋር ተቀመጡ።» በላቸው።

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَشَذُّوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٨٣﴾

84. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነርሱ መካከል በሞተ በአንዱም ሰው ላይ ቢሆን ፈጽሞ አትሰገድ። በመቃብሩም ላይ አትቁም። እነርሱ በአላህና በመልዕክተኛው ክደዋል። እነርሱ አመጸኞችም ሆነው ሞተዋልና።

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾

85. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ገንዘቦቻቸውና ልጆቻቸው አይድነቁህ። አላህ የሚፈልገው በቅርቢቱ ዓለም በገንዘቦቻቸውና በልጆቻቸው ሊቀጣቸውና ከሐዲያንም ሆነው ነፍሶቻቸው እንዲወጡ ሊያደርግ ብቻ ነውና።

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

86. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በአላህ እመኑ:: ከመልዕክተኛው ጋር ሆናችሁ ታገሉ በማለት የቁርአን ምዕራፍ በተወረደ ጊዜ ከእነርሱ የሰፊ ሀብት ባለቤቶች የሆኑት ሰዎች ለመቅረት ፈቃድ ይጠይቁሃል:: «ከተቀማጭቹ ጋር እንሁን ተወን» ይሉሃል::

وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الظُّلْمِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾

87. በቤት ከሚቀሩት ወገኖች ጋር መሆናቸውን ወደዱ:: በልቦቻቸውም ላይ (ዝገታ) ታተመባቸው:: ስለዚህ እነርሱ አያውቁም::

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

88. ግን መልዕክተኛውና ከእርሱ ጋር ያመኑት ሰዎች በገንዘቦቻቸውም በነፍሶቻቸውም ታገሉ:: እነዚያም መልካሞች ሁሉ ለእነርሱ ብቻ የተዘጋጁ ናቸው:: እነዚያም እነርሱ ምኞታቸውን ያገኙ ናቸው::

لَكِن الرُّسُولَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

89. አላህ ለእነርሱ በሥራቸው ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገንዳችን በውስጣቸው ዘውታሪዎች ሲሆኑ አዘጋጅቶላቸዋል:: ይህ ታላቅ ማግኘት (እድል) ነው::

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

90. ከአረብ ዘላኖች መካከል ይቅርታ ፈላጊዎቹ እንዲፈቀድላቸው መጡ:: እነዚያ አላህንና መልዕክተኛውን ያስተባበሉት ግን ተቀመጡ:: እነዚያን በአላህ የካዱት ሰዎች አሳማሚ ቅጣት በእርግጥ ይነካቸዋል (ያገኛቸዋል)::

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

91. በደካሞች ላይ፤ በበሽተኞች ላይ፤ በእነዚያም ለስንቅና ለትጥቅ የሚያወጡት ገንዘብ በማያገኙት ላይ ለአላህና ለመልዕክተኛው ፍጹም ታዘዣቸ ከሆኑ ወደ ዘመቻ ባይወጡም ኃጢአት የለባቸውም:: በበጎ አድራጊዎች ላይ ምንም የመወቀሻ መንገድ የለባቸውም:: አላህ መላሪና አዛኝ ነውና::

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾

92. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በነዚያም መጓጓዣያ እንድትሰጣቸው ፈልገው ወደ አንተ በመጡ ጊዜ «እናንተን የምጭንበት (አጋሰስ) አላገኝም::» ያልካቸው ስትሆን የሚያወጡት ገንዘብ ባለማግኘታቸው ለማዘናቸው ዓይኖቻቸው እንባን እያፈሰሱ በዘፋት ላይ ምንም ወቀሳ የለባቸውም::

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيَبُوهُم مِّنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾

93. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የሚወቀሱት እነዚያ ባለጸጋዎች ሆነው ሳሉ ለመቅረት ፈቃድ በሚጠይቁህ ሰዎች ላይ ብቻ ናቸው:: ከቀሪዎቹ ጋር መሆናቸውን ወደዱ:: አላህ በልቦቻቸው ላይ አተመባቸው:: ስለዚህ እነርሱ አያውቁም::

*إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

94. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ እነርሱ በተመለሳችሁ ጊዜ ምክንያቶቻቸውን ያቀርቡላችኋል። «አታመካኙ እናንተን ፈጽሞ አናምንም። አላህ ከወሬዎቻችሁ አስቀድሞ ነግሮናልና። አላህና መልዕክተኛው ሥራችሁን ያያሉ። ከዚያ ፋቅንና ቅርብን ሁሉ አዋቂ ወደ ሆነው አላህ ትመለሳላችሁ። ወዲያዉም ትሠሩት የነበራችሁትን ሁሉ ይነግራችኋል።» በላቸው።

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لِي أَنزَلْتُ مِنَ اللَّهِ بَعْثًا أَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

95. (አማኞች ሆይ!) ከዘመቻ ወደ እነርሱ በተመለሳችሁ ጊዜ ጥፋታቸውን ይቅር እንድትሉሏቸው ለእናንተ በአላህ ይምላሉ። እነርሱን ተዎቸው። እነርሱ እርኩሶች ናቸውና። ይሠሩትም በነበረው ኃጢአት መኖሪያቸው ገሀነም ነው።

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجسٌ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾

96. እነርሱ ትወዱላቸው ዘንድ ለእናንተ ይምሉላችኋል። እናንተ ብትወዱላቸውም አላህ ከአመጸኛ ህዝቦች አይወድም።

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

97. ዘላን አረቦች በክሕደትና በገፍቅና በጣም የበረቱ፤ አላህ በመልዕክተኛው ላይ ያወረደውን ህግጋት ባለማወቅም የተገቡ ናቸው። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው።

الْأَعْرَابُ أَشُدَّ كُفْرًا وَبِقَافًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

98. ከዘላኖች መካከል በአላህ መንገድ የሚያወጣውን ገንዘብ እዳ አድርጎ የሚይዝና በእናንተ ላይ የጊዜን መገለባበጥ የሚጠባበቅ ሰው አለ። በእነርሱ ላይ ጥፋቱ ይዘርባቸው። አላህ ሁሉን ሰሚና ሁሉንም አዋቂ ነው።

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُبْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَابِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

99. ከአረብ ዘላኖች መካከል በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን የሚሰጣቸውንም ምጽዋቶች አላህ ዘንድ መቃረቢያዎችና ወደ መልዕክተኛው ጸሎቶች መዳረሻ አድርጎ የሚይዝ ክፍል አለ። አስተዉሉ! እርሷ ለእነርሱ በእርግጥ አቃራቢ ናት። አላህ በችሮታው ውስጥ በገንቱ በእርግጥ ያስገባቸዋል። አላህ መሐሪና አዛኝ ነውና ።

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُبْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾

100. ከስደተኞቹም ሆነ ከረዳቶቹ የመጀመሪያዎቹ ቀዳሚዎችና እነዚያም በበጎ ሥራ የተከተሏቸው ሰዎች አላህ የእነርሱን ተግባር ወዳላቸዋል። እነርሱም ወደውለታል። በሥራቸው ወንዞች የሚፈሩባቸውን ገንቶች በውስጣቸውም ዘላለም

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

ነዎሪዎች ሲሆኑ ለእነርሱ ኣዘጋጅቶላቸዋል። ይህ ታላቅ እድለኛነት ነው።

101. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُتَشَفُّونَ ۗ وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوْا عَلَى الْغَنَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ خُنَّ تَعْلَمُهُمْ سَعَدِيبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾
በዙሪያችሁም ካሉት የዐረብ ዘላናች አስመሳዮች አሉ። ከመዲና ሰዎችም በንፍቅና ላይ በማመጽ የዘወተሩ አሉ። አታውቃቸዉም። እኛ እናውቃቸዋለን። ሁለት ጊዜ እንቀጣቸዋለን። ከዚያ ወደ ታላቅ ቅጣት ይመለሳሉ።

102. ሌሎችም ኃጢአቶቻቸውን የተናዘዙ መልካም ሥራንና ሌላን መጥፎ ሥራ የቀለቀሉ አሉ። አላህ ጸጸታቸውን ሊቀበል ይከጀላል። አላህ መሓሪና አዛኝ ነውና። وَوَاخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَوَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾

103. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከገንዘቦቻቸው የምታጠራቸውና የምታፋፋቸውን ምጽዋት ያዝ። ለነሱም ዱኣ አድርግላቸው። ዱኣእህ ለእነሱ እርጋታ ነውና አላህም ሰሚ ዐዋቂ ነው። وَخَذُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

104. አላህም እርሱ ከባርቹ ንሰሃን የሚቀበልና ምጽዋቶችንም የሚወስድ፤ አላህ ብቸኛ ጸጸትን ተቀባይና አዛኝ መሆኑን አያውቁምን? أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ هُوَ أَلْتَّوَابُ الرَّحِيمِ ﴿١٠٤﴾

105. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ሥሩ። አላህ መልዕክተኛውና አማኞችም ሥራችሁን በእርግጥ ያያሉና። ሩቁንና ቅርቡን ሁሉ አዋቂ ወደ ሆነው አላህ በእርግጥ ትመለሳላችሁ። ትሰሩት የነበራችሁትን ሁሉ ይነግራችኋል።» በላቸው። وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

106. ሌሎችም የአላህን ውሳኔ ትዕዛዝ እንዲጠብቁ የተቆዩ ህዝቦች አሉ። ይቀጣቸዋል ወይም ጸጸታቸውን ይቀበላቸዋል። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነውና። وَوَاخْرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ ۖ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾

107. እነዚያም አማኞችን ለመጉዳት ክህደትንም ለማበረታታት በአማኞችም መካከል ለመለያየት ከአሁን በፊት አላህንና መልዕክተኛውን የተዋጋውን ሰው ለመጠባበቅ መስጊዱን የሠሩት ሰዎች ከእነርሱ ናቸው። «መልካምን እንጂ ሌላ አልሻንም።» ሲሉ በእርግጥ ይምላሉ። አላህ ደግሞ ውሸታሞች መሆናቸውን በእርግጥ ይመሰክራል። وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾

108. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በእርሱ ውስጥ በፍጹም አትስገድ። ይልቁንም ከመጀመሪያ ቀን ይዞ በአላህ ፍራቻ ላይ የተመሠረተው (የቁበ) መስጊድ በውስጡ ልትሰግዱበት የተገባው ነው። لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى الْتَقْوَىٰ ۗ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ

በውስጡ መጥራራትን የሚወዱ ወንዶች አሉ። አላህ ተጥራሪዎችን ይወዳል።

يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّظَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ



109. አላህን በመፍራትና ውዴታውን በመፈለግ ላይ ግንቡን የመሠረተ ሰው ወይስ ጎርፍ በሸረሸረው ለመናድ በተቃረበ ገደል አፋፍ ላይ ግንቡን የመሠረተውና እርሱንም ይዘት ወደ ገሀነም እሳት ውስጥ የወደቀው ይበልጣልን? አላህ በደላኛ ሕዝቦችን አይመራም።

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شِقَاٍ جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

110. ያ የካቡት ግንባቸው ልቦቻቸው በሞት ካልተቆራረጡ በስተቀር በልቦቻቸው ውስጥ የመጠራጠር ምክንያት ከመሆን አይወገድም። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው።

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

111. አላህ ከትክክለኛ አማኞች ነፍሶቻቸውንና ገንዘቦቻቸውን ገነትን ለእነርሱ በማድረግ ገዛቸው። በአላህ መንገድ ላይ ይገደላሉ። ይገደላሉም። ይገደላሉም። በተውራት፤ በኢንጂልና በቁርአንም የተነገረውን ተስፋ በእርሱ ላይ አረጋገጠ። ከአላህ የበለጠ በቃል ኪዳኑ የሚሞላ ማን ነው? (ትክክለኛ አማኞች ሆይ!) በዚያም በእርሱ በተሻሻላቸው ሽያጭቸው ተደሰቱ። ይህ ታላቅ ዕድል ነው።

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ

112. እነርሱ ተጸፃዎች፤ ተገዢዎች፤ አመስጋኞች፤ ጾመኞች፤ (በሰላት) አጎንባሻች፤ በግንባር ተደራዎች፤ በበጎ ሥራ አዛዦች፤ ከክፍ ከልካዎች እና የአላህንም ሕግጋት ጠባቂዎች ናቸው። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ትክክለኛ አማኞችንም አብስር።

الَّذِينَ بَدَّلُوا بَيْعَهُمْ فِي الْحَيْدِ وَاللَّذِينَ بَدَّلُوا بَيْعَهُمْ فِي الْحَيْدِ وَاللَّذِينَ بَدَّلُوا بَيْعَهُمْ فِي الْحَيْدِ وَاللَّذِينَ بَدَّلُوا بَيْعَهُمْ فِي الْحَيْدِ

113. መልዕክተኛውም ሆነ እነዚያ በእሱ ያመኑት ሰዎች ለአጋሪዎቹ የዘምድና ባለቤቶች ቢሆኑም እንኳ ከሐዲያን እነርሱ የእሳት ጓደኞች መሆናቸው ከተገለጸላቸው በኋላ የአላህን ምሕረት ሊለምኑላቸው የሚገባ አልነበረም።

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

114. ኢብራሂምም ለአባቱ ምህረትን መለመኑ ቀድሞ ገብቶለት የነበረውን ቃል ለመሙላት እንጂ ለሌላ አልነበረም። እናም የአላህ ጠላት መሆኑ በተገለጸለት ጊዜ ከእርሱ ራቀ። (ተወደ)። ኢብራሂም በእርግጥ አልቃሻ እና ታጋሽ ነበርና።

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوَدَّةٍ وَعَدَّهَا بِئَاثًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

115. አላህ ህዝቦችን ከቀናቸው በኋላ የሚጠነቀቁትን ነገር እሥከሚገልጽላቸው ድረስ ሳያውቁ በሰሩት ጥፋት ጥፋተኛ የሚያደርግ ጌታ አይደለም። አላህ በነገሩ ሁሉ አዋቂ ነው።

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بَٰعِلٌ شَيْءٍ عَالِيمٌ

116. አላህ የሰማያትና የምድር ንግስና የእርሱ ብቻ ነው። ሆኖው ያደርጋል። ይገድላልም። ለእናንተም ከእርሱ በስተቀር ጠባቂም ሆነ ወዳጅ የላችሁም።

وَلَا نُصِيرُ ۝۱۱۶

117. በመልዕክተኛው በስደተኞችና በረዳቶች በእነዚህም በችግሩ ጊዜ (በተሰክ ዘመቻ) ከእነርሱ የከፈሎቹ ልቦች ለመቅረት ሊዘነበሉ ከተቃረቡ በኋላ በተከተሉት ላይ አላህ በእርግጥ ጸጸታቸውን ተቀበለ። ከዚያ ከእነርሱ ንሰሃ መግባታቸውን ተቀበለ።

تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝۱۱۷

እርሱ(አላህ) ለእነርሱ ሩህሩህና አዛኝ ነውና።

118. በእነዚያም ወደ ኋላ በቀሩት በሶስቱ ሰዎች ላይ ምድር ከስፋቷ ጋር በእነርሱ ላይ እስከምትጠብባቸው፤ ነፍሶቻቸውም በእነርሱ ላይ እስከምትጠብባቸው፤ ከአላህም ወደ እርሱ ብቻ እንጂ ሌላ መጠጊያ አለመኖሩን እስከሚያረጋግጡ ድረስ በተቆዩት ላይ አላህ ጸጸትን ተቀበለ። ከዚያም ይጸጸቱ ዘንድ ወደ ጸጸት መራቸው። አላህ ጸጸትን ተቀባይና አዛኝ ነውና።

وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَاحَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاحَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝۱۱۸

119. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህን በትክክል ፍሩ።

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝۱۱۹

ከእውነተኞቹም ጋር ሁኑ።

120. የመዲና ሰዎችና በዙሪያቸው ያሉት የዘላን ዓረብ ህዝቦች ከአላህ መልዕክተኛ ጥሪ ወደ ኋላ ሊቀሩና ነፍሶቻቸውንም ከነፍሱ አብልጠው ሊወዱ አይገባቸውም ነበር። ይህም የሆነው ለእነርሱ መልካም ሥራ የሚጻፍላቸው ቢሆን እንጂ በአላህ መንገድ ላይ ጥምም ድካምም ርሀብም የማይነካቸው ከተዲያንንም የሚያስቆጭን ስፍራ የማይረግጡ ከጠላትም የሚጎዳን ነገር (መግደል) የማያገኙ በመሆናቸው ነው። አላህ የመልካም ሠሪዎችን ምንዳ አያጠፋምና።

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخَصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَّوئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كَيْتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝۱۲۰

121. ትንሽንም ትልቅንም ልግስና አይለግሱም ወንዝንም አያቋርጡም አላህ ይሠሩት ከነበረው የበለጠን ምንዳ ይመነዳቸው ዘንድ ለእነርሱ የሚጻፍላቸው ቢሆን እንጂ።

وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كَيْتَبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۲۱

122. ምእምናንም (ከነቢዩ ጋር ካልኾነ) በሙሉ ሊወጡ አይገባም። ከእነሱ ውስጥ ከየክፍሉ አንዲት ጭፍራ ለምን አትወጣም። (ሌሎቹ) ሃይማኖትን እንዲማሩና ወገኖቻቸው ወደነርሱ በተመለሱ ጊዜ

*وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي

لَا يَنْفَعُ الْكُفَّارَ وَلَيُجْزَىٰ فِي كُفْرِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْحُكْمِ وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ إِثْمَ الَّذِينَ لَا يَدْرُونَ ۗ لَعْنَةُ اللَّهِ الْكُفَّارِ ۗ وَإِن يَدْعُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ مَّا أُوعِدُوا فِيهَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُجِيبُ دَعْوَتِ الْكَافِرِينَ ۗ

123. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! እነዚያን በአቅራቢያችሁ ያሉትን ከሐዲያን ተዋጉ። በናንተ ውስጥ ብርታትን ያግኙ። አላህም ከሚጠነቀቁት ጋር መሆኑን እውቁ።

124. ምዕራፍ በተወረደ ጊዜ ከአስመሳዮች ውስጥ «ማንኛችሁ ነው ይህ ምዕራፍ እምነትን የጨመረለት?» የሚል ሰው አለ። እነዚያ ያመኑት ሰዎች የሚደሰቱ ሲሆኑ እምነትን ጨመረላቸው።

125. እነዚያ በልቦቻቸው ውስጥ በሽታ ያለባቸው ክፍሎች ግን በርክሰታቸው ላይ እርክሰትን ጨመረላቸው። እነርሱም ከሐዲያን ሆነው ሞቱ።

126. በየዓመቱ አንድ ወይም ሁለት ጊዜ እነርሱ የሚሞከሩ መሆናቸውን አያዩምን? ከዚያ አይጸዱቱምን? እነርሱም አይገሰዱምን?

127. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነርሱን የሚያወሳ ምዕራፍም በተወረደ ጊዜ «የሚያያችሁ (ሰው) አለን?» እያሉ ከፊሎቻቸው ወደ ከፊሉ ይመለከታሉ። ከዚያ ተደብቀው ይሄዳሉ። እነርሱ የማያውቁ ህዝቦች በመሆናቸው አላህ ልቦቻቸውን አዘረ።

128. (ሰዎች ሆይ!) ከጎሳችሁ ውስጥ የሆነ መቸገራችሁ በእርሱ ላይ ከባድ ጉዳይ የሆነበት፤ እናንተ እምነት እንዲኖራችሁ በጣም የሚጓጓዩ ለትክክለኛ አማኞችም ሩህሩህና አዛኝ የሆነ መልዕክተኛ (ሙሐመድ) መጣላችሁ።

129. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ቢያፈገፍጉ አላህ በቁዬ ነው። ከእርሱ ሌላ አምላክ የለም። በእርሱ ላይ ብቻ ተመካሁ። እርሱም የታላቁ ዐርሽ ጌታ ነው።» በላቸው።

ሱረቱ ዩኑስ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)።

1. አሊፍ፤ ላም፤ ራ፤ እነዚህ ጥበብ ከተሞላው መፀሀፍ አንቀጾች ናቸው። الرَّ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ①

2. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ሰዎችን (ከሐዲያንን) አስፈራራ፤ እነዚያን ያመኑትን ደግሞ ከጌታቸው ዘንድ መልካም ምንዳ ያላቸው መሆኑን አብስር» በማለት ከእነርሱ መካከል ወደ ሆነ አንድ ሰው ራዕይን ማውረዳችን ለሰዎች ድንቅ ሆነባቸውን? ከሐዲያን «ይህ (ሰው) ግልጽ ድግምተኛ ነው።» አሉ። أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ②

3. ጌታችሁ ያ ሰማያትንና ምድርን በስድስት ቀናት ውስጥ ብቻ የፈጠራቸው አላህ ነው። ከዚያም ነገሩን ሁሉ የሚያስተናብር ሲሆን (ለሱ ክብር በምስማማ መልኩ) በዐርሹ ላይ ተደላይላ። ከእርሱ በጎ ፈቃድ በኋላ ቢሆን እንጂ አንድም አማላጅ የለም። እነሆ ይህ አላህ ጌታችሁ ነው። እናም በትክክል ተገዙት። إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۗ ذٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ③

4. (ሰዎች ሆይ!) የሁላችሁም መመለሻችሁ ወደ እርሱ ብቻ ነው። ይህም የተረጋገጠ የአላህ ቃል ኪዳን ነው። እርሱ መፍጠርን ይጀምራል። ከዚያም እነዚያ ያመኑትንና መልካም የሠሩትን ሰዎች በትክክል ይመነዳ ዘንድ ፍጡራንን ከሞት በኋላ ህያው ያደርጋል። እነዚያ የካዲት ክፍሎች ግን በክህደታቸው ምክንያት የፈለ ውሃ መጠጥና አሳማሚ ቅጣት አለባቸው። إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ④

5. እርሱ ያ ጸሐይን አንጸባራቁ ጨረቃንም አብሪ ያደረገ፤ የዓመታትን ቁጥርና ሒሳብን ታውቁ ዘንድም ለጨረቃ የተለያዩ መስፈሪያ እርከኖችን የወሰነ ነው። አላህ ይህንን በእውነት እንጂ በከንቱ አልፈጠረውም። ለሚያውቁ ሕዝቦችም አናቅጽን ያብራራል። هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ سُمْرًا وَالنَّجْمَ ظِيًا ۗ وَأَلْقَمَرَ نُورًا ۗ وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ ۗ وَالْحَسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑤

6. ሌሊትና ቀን በመተካካታቸው አላህ በሰማያትና በምድር ውስጥ በፈጠረው ሁሉ ለሚጠነቀቁ ሕዝቦች ታላላቅ ተአምራት አሉ። إِنَّ فِي آخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ⑥

7. እነዚያ ከኛ ጋር መገናኘታቸውን ተስፋ የማያደርጉ ቅርቢቱን ሕይወት የወደዱና በእርሷም የረኩ እነርሱ ስለአናቅጻችን ዘንጊዎች የሆኑት።

﴿عَمِلُونَ﴾

8. እነዚያ ይሠሩት በነበሩት ኃጢአት ምክንያት መኖሪያቸው በእሳት ውስጥ ነው።

﴿٨﴾

9. እነዚያ በአለሀ ያመኑትና መልካም ሥራዎችን የሠሩ ሰዎች ሁሉ ጌታቸው በእምነታቸው ምክንያት የገነትን መንገድ ይመራቸዋል። ከሠራቸው ወንዞች ይፈሰሳሉ። በመጠቀሚያ ገነቶች ውስጥም ዝንታለም ይኖራሉ።

﴿٩﴾

10. በእርሷም ውስጥ ጸሎታቸው የሚሆነው «ጌታችን ሆይ! ጥራት ይገባህ።» ማለት ብቻ ነው። በእርሷ ውስጥ መከባበሪያቸው ሰለም መባባል ነው። የመጨረሻ ጸሎታቸውም «ምስጋና ሁሉ ለዓለማት ጌታ ለሆነው ለአለሀ ብቻ ይገባው።» ማለት ነው።

﴿١٠﴾

11. አለሀ ለሰዎች ደግን ነገር ለማግኘት እንደ መቻኮላቸው የሚጠይቁትንም ክፉን ነገር ቢያቻኩልባቸው ኖሮ በዚያቸው ጊዜያቸው እድሜያቸው በተፈጸመ ነበር። እነዚያን መገናኘታችንን ተስፋ የማያደርጉትን ሰዎች በጥመታቸው ውስጥ እየዋለሉ እንተዋቸዋለን።

﴿١١﴾

12. የሰውን ልጅ ጉዳት ባገኘው ጊዜ በጎኑ ላይ ተጋድሞ ወይም ተቀምጦ ወይም ቆሞ ይለምንና ጉዳቱን ከእሱ ላይ በገለጥንለት ጊዜ ላገኘው ጉዳት እንዳልተማጸንን ሆኖ ያልፋል። ልክ እንደዚሁ ለድንበር አላፊዎች ሁሉ ይሠሩት የነበሩት መጥፎ ሥራ ተሸለሙላቸው።

﴿١٢﴾

13. ከናንተ በፊት የነበሩትን የብዙ ክፍለ ዘመናት ሰዎች መልዕክተኞቻቸው በማስረጃዎች የመጡላቸው ሲሆኑ በበደሉና የማያምኑም በሆኑ ጊዜ አጠፋናቸው። ልክ እንደዚሁ ተንኮላኞችን ህዝቦች እንቀጣለን።

﴿١٣﴾

14. ከዚያ እንዴት እንደምትሠሩ ልንመለከት ከእነርሱ በኋላ በምድር ላይ ምትኮች አደረግናችሁ።

﴿١٤﴾

15. (መልዕክተኞችን ሙሉሙድ ሆይ!) አናቅጻችን ግልጽ ሆነው በእነርሱ ላይ በተነበቡላቸው ጊዜ እነዚያ መገናኘታችንን የማይፈሩት (የማይሹት) ሰዎች «ከዚህ ሌላ የሆነን ቁርኣን አምጣልን ወይም

﴿١٥﴾

ለውጠው።» ይላሉ። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እኔ ከራሴ በኩል ልለውጠው አይገባኝም። ወይ እኔ የሚወረደውን እንጂ አልከተልም። እኔ በጌታዬ ትዕዛዝ ላይ ባምጽ የታላቅን ቀን ቅጣት እፈራለሁ።» በላቸው።

16. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «አላህ በሻኖሮ በእናንተ ላይ ባላነበብኩትና አላህ እርሱን ባላሳወቃችሁ ነበር። በእናንተም ውስጥ ከእርሱ በፊት ምንም ሳልል ብዙን እድሜ በእርግጥ ኖራለሁ። አታውቁም?» በላቸው።

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِمَّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

17. በአላህ ላይ እብላትን ከቀጣጠፈ ወይ ከአናቅ ጾመካከል (በአንዷ እንኳን) ካስተባበለ ይበልጥ በዳይማን ነው? እነሆ አመጸኞች አይድኑም።

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾

18. አጋሪዎች ከአላህ ሌላ የማይገዳቸውንና የማይጠቅማቸውን ይገዛሉ። «እነዚህ አላህ ዘንድ አማላጆቻችን ናቸው።» ይላሉም። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «አላህ በሰማያትና በምድር ውስጥ የማያውቀው ነገር ኖሮ እናንተ ትነግሩታላችሁን?» በላቸው። አላህ ከሚያጋሩት ሁሉ ጠራ። ለቀም።

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَآءَ شَفَعْنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنتُمُوتُونَ اللَّهُ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

19. ሰዎች አንድ ህዝብ እንጂ ሌላ አልነበሩም። ከዚያ ተለዩዩ። ከጌታህ ያለፈ ቃልም ባልነበረ ኖሮ በዚያ በሚለያዩበት ነገር በመካከላቸው በቶሎ በተፈረደ ነበር።

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِّى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾

20. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በእርሱ ላይም ከጌታው የሆነች ተዓምር ለምን አትወረድላትም?» ይላሉ። «ናቅ ነገር ሁሉ የአላህ ብቻ ነው። እናንተም ተጠባብቁ እኔም ከናንተው ጋር ከሚጠባብቁት ነኝ።» በላቸው።

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾

21. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ሰዎች ካገኛቸው ጉዳት በኋላ እዝነትን ምቹትን ባቀመስናቸው ጊዜ ወዲያውኑ ለእነርሱ በተዓምራቶቻችን በማላገጥ ተንኮል ይኖራቸዋል። «አላህ ቅጣቱ ፈጣን ነው።» በላቸው። መልዕክተኞቻችን የምታሴሩትን ነገር ሁሉ በእርግጥ ይጽፋሉ።

وَإِذَا أَدْرَأْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾

22. (ሰዎች ሆይ!) አላህ ያ በየብስና በባሕር የሚያስኬዳችሁ ነው። በመርከቦችም ውስጥ በሆናችሁና በእነርሱም በመልካም ነፋስ በእርሷ የተደሰቱ ሆነው መርከቦቹ በተንሻለሉ ጊዜ ሀይለኛ

هُوَ الَّذِي يُسَبِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِيَوْمِ يَرِيحٍ طَيْبَةٍ وَقَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ

ነፋስ ትመጣባቸዋለች። ከየስፍራውም ማዕበል ይመጣባቸዋል። እነርሱም ለጥፋት የተከበቡ መሆናቸውን ሲያረጋግጡ ያን ጊዜ አላህን «ከዚህች ጭንቀት ብታድነን ከአመስጋኞቹ እንሆናለን።» ሲሉ እምነታቸውን ለእርሱ ብቻ ፍጹም አድርገው ይለምኑታል።

وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن أُنجِيتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾

23. በአዳናቸውም ጊዜ እነርሱ ወዲያውኑ ያለ አግባብ በምድር ላይ ወሰን ያልፋሉ። እናንተ ሰዎች ሆይ ወሰን ማለፋችሁ ጥፋቱ በነፍሶቻችሁ ላይ ብቻ ነው። እርሱ የቅርቢቱ ህይወት መጠቀሚያ ነው። ከዚያ መመለሻችሁ ወደ እኛ ነው። ትሠሩት የነበራችሁትንም ሁሉ እንነግራችኋለን።

فَلَمَّا أَنجَاهُهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بُعِثْتُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

24. የቅርቢቱ ህይወት ምሳሌ ከሰማይ እንዳወረድነው ውሃ በእርሱም ሰውና እንስሳዎች ከሚበሉት የምድር በቃይ ተቀላቅሎበት እንደፋፋ ምድርም ውበትዋን በያዘችና ባጌጠች ጊዜ ባለቤቶቻቸውን በእርሷ ላይ እነርሱ ቻዎች መሆናቸውን ባሰቡ ጊዜ ትዕዛዛችን ሌሊት ወይም ቀን መጥቶበት ትላንት እንዳልነበረች የታጨደች እንዳደረግናት ብጤ ነው። ልክ እንደዚሁ ለሚያስተነትኑ ሕዝቦች ሁሉ አናቅጽን እናብራራለን።

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنزِلَتْ مِنْ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَيَّهَا أَتَيْنَهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

25. አላህ (ሁል ጊዜም) ወደ ሰላም አገር ይጠራል። የሚፈልገውን ሰውም ወደ ቀጥተኛው መንገድ ይመራል።

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

26. ለእነዚያ መልካም ለሠሩት ሰዎች መልካም ነገርና (ገነት) ሌላ ተጨማሪም አላቸው። ፊቶቻቸውንም ጥቁረትና ውርደት አይሸፍናቸውም። እነዚያ የገነት ሰዎች ናቸው። እነርሱ በውስጧ ዘውታሪዎች ናቸው።

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْفَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾﴾

27. እነዚያ ኃጢአቶችን የሠሩት ደግሞ ኃጢአቲቱን የሚመጥን ቅጣት አለባቸው። ውርደትም ትሸፍናቸዋለች ። እነርሱ ከአላህ ቅጣት ጠባቂ የላቸውም። ፊቶቻቸው በድቅድቅ ጨለማ ቁራጮች እንደ ተሸፈኑ ይሆናሉ። እነዚያ የእሳት ሰዎች ናቸው። እነርሱ በውስጧ ዘለዓለም ነዋሪዎች ናቸው።

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمِثُلُهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

28. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አማልክትንና አምላኪዎቻቸውን ሁሉ በአንድ የምንሰበስባቸውንና ከዚያም ለእነዚያ ላጋሩት «እናንተም ተጋሪዎቻችሁም በታችሁን ያዙ።» የምንልበትን ተጋሪዎቻቸውም

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فَرَوَيْنَا

(እንዲህ) የሚሏቸው ሲሆኑ በመካከላቸው **بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ يُبَايَعُونَ** የምንለደበትን ቀን አስታውስ «ትገዙ የነበረው እኛን አልነበረም።» **عَبُدُونَ** 28

29. (ጣኦታቶቹ) «እኛን ለመገዛታችሁ ዘንጊዎች ለመሆናችን በኛና በእናንተ መካከል የአላህ መስከረብን በቃ።» ይሏቸዋል። **عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ** 29

30. በዚያ ቀን ነፍስ ሁሉ ያሳለፈችውን ሥራ ታውቃለች። አጋሪዎች ወደ አላህ እውነተኛ ወደሆነው ጌታቸው ይመለሳሉ። ያ በአላህ ላይ ይቀጣጥፋት የነበሩት ሁሉ ነገርም ይጠፋባቸዋል። **بِغَيْرَتُونَ** 30

31. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ከሰማይና ከምድር ሲሳይን የሚሰጣችሁ ማን ነው? መስሚያዎችንና ማያዎችን የፈጠረላችሁ ማን ነው? ከሙትም ህያውን የሚያወጣ፤ ከህያዉም ሙትን የሚያወጣስ ማን ነው? ነገሩን ሁሉ የሚያስተናብርስ ማን ነው?» በላቸው። «በእርግጥ አላህ ነው።» ይሉሃል። «ታዲያ ለምን ታጋራላችሁ? ታዲያ አትፈሩትም?» በላቸው። **فَلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ بِمَلِكِ السَّمْعِ وَالْأَبْصَرِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ** 31

32. እውነተኛው ጌታችሁ አላህ ብቻ ነው። ከእውነት በኋላ ጥመት እንጂ ሌላ ምን አለ? ከእውነት እንዴት ትዘራላችሁ? **فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنِّي أَنْصُرُونَ** 32

33. ልክ እንደዚሁ የጌታህ ቃል በእነዚያ ባመዱት ሰዎች ላይ ፈጽሞ የማያምኑ መሆናቸው ተረጋገጠ። **كَذَلِكَ حَقَّتْ كَيْمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** 33

34. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ከምታጋሯቸው ጣኦታት መካከል መፍጠርን የሚጀምር ከዚያ የሚመልስ አለን?» በላቸው። «አላህ ግን መፍጠርን ይጀምራል። ከዚያ ይመልሰዋል። ታዲያ ከእምነት እንዴት ትዘራላችሁ?» በላቸው። **قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَإِنِّي تَوَفُّكُونَ** 34

35. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ከምታጋሯቸው ጣኦታት መካከል ወደ እውነት መንገድ የሚመራ አለን?» በላቸው። «አላህ ግን ወደ እውነቱ ይመራል። ወደ እውነት የሚመራው ጌታ ነውን ሊከተሉት የተገባው? ወይስ ካልተመራ በስተቀር የማይመራው? ለእናንተ ምን (አስረጅ) አላችሁ? እንዴት በውሽት ትፈረዳላችሁ?» በላቸው። **قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ** 35

36. አብዛኞቻቸው ጥርጣሬን እንጂ አይከተሉም። ጥርጣሬ ደግሞ ከእውነት በፍጹም አያብቃቃም። አላህ የሚሠሩትን ሁሉ አዋቂ ነው። **وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ** 36

37. ይህም (ቁርአን) ከአላህ ሌላ ከሆነ ፍጡር የተቀጠፈ ሊሆን አይገባውም። ይልቁንም ያንን ከእርሱ በፊት ያለውን መጽሐፍ የሚያረጋግጥና በመጽሐፉ ውስጥ ያለውን የሚዘረዝር በእርግጥ ጥርጣሬ የሌለበት ሲሆን ከዓለማት ጌታ የተወረደ ነው። ﴿٢٧﴾

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾

38. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በእውነት ሙሐመድ ቀጣጠፈው» ይላሉን? ይህን የሚሉ ከሆነ «መሰሉን አንድ ምዕራፍ እንኳ እስቲ አምጡ። ለዚህም ጉዳይ ከአላህ ሌላ የቻላችሁትን ሁሉ ረዳት ጥሩ። እውነተኛች እንደሆናችሁ ለዚህ ተግዛቸሁ አምጡ።» በላቸው።

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾

39. ይልቁንም እውቀቱን ባላዳረሱትና ፍቼም ገና ባልመጣላቸው ነገር አስተባባሉ። እንደዚህ እነዚያ ከእነሱ በፊት የነበሩት አስተባብላዋል። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የበዳዮች መጨረሻ እንዴት ይመስል እንደ ነበር በጥሞና ተመልከት። ﴿٢٩﴾

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّابٌ كَذَّابٌ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

40. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከመካከላቸው ወደፊት በቁርአን የሚያምኑ አሉ። ከእነርሱም መካከል በእርሱ የማያምኑ አሉ። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ) ጌታህ አጥፊዎቹን በጣም አዋቂ ነው።

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

41. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ቢያስተባብሉህም ለእኔ የራሴ ሥራ አለኝ። እናንተም የራሳችሁ ሥራ አላችሁ። እናንተ እኔ ከምሠራው ተግባር ንጹህ ናችሁ (አትጠየቁም)። እኔም እናንተ ከምትሠሩት ነገር ንጹህ ነኝ (አልጠየቅም)።» በላቸው።

وَإِنْ كَذَّبْتُمْ فَلِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾

42. ከእነርሱ መካከል ወደ አንተ ንግግር የሚያዳምጡ የሚሰሙና የማያምኑ አሉ። አንተ ደንቆሮዎችን የማያውቁ ቢሆኑም ታሰማላህን?።

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الضُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

43. ከእነርሱም መካከል ወደ አንተ የሚመለከቱ አሉ። አንተ ልበ እውራንን የማያዩ ቢሆኑም ትመራላህን?

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الضُّمَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٣٣﴾

44. አላህ ሰዎችን ምንም አይበድልም። ግን ሰዎች ነፍሶቻቸውን ይበድላሉ።

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظِلُّمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٤﴾

45. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከሐዲያንን ከቀን አንዲትን ሰዓት እንጂ አንዳልቆዩ መስለው በመካከላቸው የሚተዋወቁ ሲሆኑ በምንሰበስባቸው ቀን የሚከሰተውን አስታውስ። እነዚያ በአላህ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٣٥﴾

መገናኘት ያስተባበሉት ሁሉ በእርግጥ ከሰሩ።
የተመሩም አልነበሩምና።

46. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የዚያንም የምናስፈራራባቸውን ነገር ውጤት ከፊሉን (በሕይወትህ ሳለህ) ብናሳይህ (መልካም ነው)። ወይም ሳናሳይህ ብንገድልህ (ጉዳዩ የእኔ ነው)። መመለሻቸው ወደ እኛ ነውና። ከዚያ አለህ በሚሠሩት ሥራ ላይ ሁሉ አዋቂ ነው።
وَأَمَّا نُرِيَّتَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيَّتَكَ فَإَلَيْتَا مَرَجُعُهُمْ نُمُّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

47. ለሕዝቦችም ሁሉ መልዕክተኛ አላቸው። መልዕክተኛቸው በመጣ ጊዜ (ሲያስተባብሉት) በመካከላቸው በትክክል ይፈረዳል። እነርሱም ፍጹም አይበደሉም።
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

48. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እውነተኛች ከሆናችሁ የቅጣቱ ቀጠሮ መቼ ነው?» ይላሉ።
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

49. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ለራሴ ጉዳትን ማድረስም ሆነ ጥቅምን ማስከበር አለህ ከሻው በስተቀር አልችልም። ለህዝቦች ሁሉ የተወሰነ ጊዜ አላቸው። ጊዜያቸው በደረሰ ወቅት አንዲትን ሰዓት እንኳን አይቆዩም። አይቀደሙም።» በላቸው።
فَلَا تَأْتِيكُمُ الْمَوْتُ مِنْ أُمَّةٍ وَلَا تَجِدُهَا مُتَعَدَّةً لِأَجَلٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ ﴿٤٩﴾

50. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እስቲ ንገሩኝ ቅጣቱ በሌሊት ወይም በቀን ቢመጣባችሁ አጋሪዎቹ የሚያስቸኩላቸው ነገር ምንድን ነው?» በላቸው።
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾

51. «ከዚያም ቅጣቱ በወደቀ ጊዜ በእርሱ አመናችሁበት? በእርግጥ በእርሱ የምትቻኩሉ የነበራችሁ ስትሆኑ አሁን ነው የምታምኑትን?» ይባላሉ።
أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ عَامِنْتُمْ بِهِ ۖ وَعَلَّقْنَا وَقَد كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾

52. ከዚያ ለእነዚያ ለበደሉት ሰዎች «ዘውታሪውን ቅጣት ቅመሱ። ትሠሩ የነበራችሁትን እኩይ ተግባር ዋጋ እንጂ ትመነዳላችሁን? (አትመነዱም)።» ይባላሉ።
ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

53. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «(ከሞት በኋላ መቀስቀስ) እውነት ነውን?» ሲሉ ይጠይቁሃል። «አዎን! በጌታይ እምላለሁ እርሱ እውነት ነው። እናንተም የምታቅቱ አይደላችሁም።» በላቸው።
* وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُّ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ أَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾

54. ለበደላች ነፍስ ሁሉ በምድር ላይ ያለው ሀብት ሁሉ የእርሷ ቢሆንላት በእርግጥ ቤዛ ባደረገችው ነበር። ቅጣቱንም ባዩ ጊዜ ጸጸትን ይደብቃሉ (ይገልጻሉ)። በመካከላቸውም በትክክል ይፈረዳል። እነርሱም ቅንጣት ያህል አይበደሉም።
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَآفْتَدَتْ بِهٖ ۖ وَأَسْرُوا التَّامَّةَ لَنَا رَأَوْا

أَلْعَذَابُ الَّذِي بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

55. አስተውሉ! በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የአላህ ብቻ ነው። አስተውሉ! የአላህ የተስፋ ቃል እርግጥ ነው። ግን አብዛኞቻቸው አያውቁም።

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٥﴾

56. እርሱ ሕያው ያደርጋል። ይገድላልም። ወደ እርሱም ትመለሱላችሁ።

57. ሰዎች ሆይ! ከጌታችሁ ዘንድ ግሳዴ በደረቶች ውስጥ ላለው በሽታም ፍቱን መድሀኒት፤ ለአማኞችም ብርሃንና እዝነት የሆነ መልዕክት በእርግጥ መጣላችሁ።

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٦﴾

58. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በአላህ ችሮታና በእዝነቱ ተደሰቱ። በዚህም ምክንያት ይደሰቱ። እርሱ ከሚሰበስቡት ሀብት ሁሉ በላጭ ነው።» በላቸው።

59. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «አላህ ከሲሳይ ለእናንተ ያወረደው ከእርሱም ከፊሉን እርም ከፊሉን የተፈቀደ ያደረጋችሁትን አያችሁን?» በላቸው። «አላህ ይህንን ለእናንተ ፈቀደላችሁን? ወይስ በአላህ ላይ ትቀጣጥፋላችሁ?» በላቸው።

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ الرَّزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَإِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٧﴾

60. እነዚያ በአላህ ላይ ውሸትን የሚቀጣጥፉ ሰዎች በትንሳኤ ቀን በአላህ ጥርጣሬያቸው ምንድን ነው? አይቀጡም ይመስላቸዋልን? አላህ በሰዎች ላይ ቅጣትን ባለማቻኮል የልግስና ባለቤት ነው። ግን አብዛኛዎቹ አያመሰግኑትም።

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

61. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በማንኛውም ነገር ላይ አትሆንም፤ ከእርሱም ከቁርኣን ትንሽም አታነብም፤ ማንኛውንም ሥራ አንተም ሆንክ ሰዎቹ አትሠሩም፤ በገባችሁበት ጊዜ በናንተ ተግባር ላይ ተጠባባቂዎች ብንሆን እንጂ ። በምድርም ሆነ በሰማይ የብናኝ ክብደት ያክል እንኳን ከጌታህ እውቀት አይርቅም። ከዚያም ያነሰም ሆነ የተለቀ ነገር በግልጹ መጽሐፍ ውስጥ የተጻፈ ቢሆን እንጂ የለም።

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعُزُّبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾

62. አስተውሉ! የአላህ ወዳጆች ፍርሀት የለባቸውም። አይተክዙምም።

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٠﴾

63. እነርሱም እነዚያ ያመኑትና አላህን የሚፈሩት ናቸው።

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦١﴾

64. ለእነርሱ በቅርቢቱ ህይወትም ሆነ በመጨረሻይቱ ላይም ብስራት አለላቸው። የአላህ ቃል አይለወጥም። ለእርሱ ታላቅ እድል (ስኬታማነት) ነው።

﴿لَهُمُ الْبَشَرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ﴾

65. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ንግግራቸውም አያሳዝንህ። ኃይል በሙሉ የአላህ ብቻ ነውና። እርሱም ሰሚውና ሁሉን አዋቂው ነው።

﴿وَلَا يَخْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

66. አስተውሉ! በሰማያት ያሉትና በምድርም ያሉት ሁሉ በእርግጥ የአላህ ናቸው፤ እነዚያ ከአላህ ሌላ ተጋሪዎችን የሚጠሩ ምንን ይከተላሉ? ጥርጣሬን እንጂ ሌላ አይከተሉም። እነርሱም የሚዋሹ እንጂ አይደሉም።

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الْقَوْلَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾

67. (ሰዎች ሆይ!) እርሱ ያ ሌሊትን በውስጡ ልታርፍበት ጨለማ ቀንንም ልትሠሩበት ብርሃን ያደረገላችሁ ነው። በዚህ ውስጥ ለሚሰሙ ህዝቦች ሁሉ በእርግጥ ብዙ ተአምራት አሉ።

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ آيَاتٍ لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾

68. «አላህ ልጅን ወለደ።» አሉ። ከሚሉት ሁሉ ጥራት ተገባው። እርሱ በራሱ ተብቃቂ ነው። በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የእርሱ ብቻ ነው። እናንተ ዘንድ በዚህ በምትሉት ምንም አስረጃ የላችሁም። በአላህ ላይ የማታውቁትን ትናገራላችሁን?

﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلٰطِينٍ يَّهْدٰنَا أَتَقُولُونَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

69. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እነዚያ በአላህ ላይ ውሸትን የሚቀጣጥፉ ሰዎች ፈጽሞ አይድኑም።» በላቸው

﴿قُلْ إِنَّ الْأَذْيَانَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾

70. እነርሱ በቅርቢቱ ዓለም ጥቂት ጊዜ ይጠቀሙና ከዚያም መመለሻቸው ወደ እኛ ነው። ከዚያም ይከዱ በነበሩበት ምክንያት ብርቱን ቅጣት እናቀምሳቸዋለን።

﴿مَتَّعْ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾

71. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የኑህንም ወሬ በእነርሱ ላይ አንብብላቸው። ለህዝቦቹ ባለ ጊዜ አስታውሱ «ህዝቦቹ ሆይ! በእናንተ ውስጥ ብዙን ጊዜ መቆየቱ የአላህንም ተዓምራት ለእናንተ ማስታወሱ በእናንተ ላይ የከበደ ቢሆንባችሁም በአላህ ላይ ተጠግቻለሁ። ነገራችሁንም ከምታጋሯቸው ጣኦታት ጋር ሆናችሁ እስቲ ቁረጡ። ከዚያም ነገራችሁ በእናንተ ላይ ድብቅ አይሁን ግለጹት። ከዚያም የሻችሁትን ወደ እኔ አድርሱ። ጊዜም አትስጡኝ (ከምንም አልቆጥራችሁም)።

﴿*وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذَكَّرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ﴾

72. «ብትሸሹም (አትጎዱኝም።) ከምንዳ ምንንም አለመንኳቸውም። ምንዳዬ በአላህ ላይ እንጂ በሌላ ላይ አይደለምና። ከሙስሊሞች እንድሆንም ታዝዣለሁ።»

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

73. አስተባብሉት እርሱንና ከእርሱ ጋር የነበሩትን ሰዎች በታንኳይቱ ውስጥ አዳንናቸው። ለጠፉት ምትኮች አደረግናቸው። እነዚያንም በአናቅጻችን ያስተባብሉትን አሰመጥን። (መልዕክተኞችን ሙሉሙድ ሆይ!) የተስፈራሩት ህዝቦች መጨረሻ እንዴት እንደ ነበር እስቲ ተመልከት።

فَكَذَّبُوهُ فَانْتَبِهْ وَرَأَى الْمَلَائِكَةَ فِي الصُّبْحِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٣﴾

74. ከዚያም ከእርሱ በኋላ መልዕክተኞችን ወደ ህዝቦቻቸው ላክን። በግልጽ ማስረጃዎችም መጡላቸው። ከመላካቸው በፊት ባስተባብሉት ነገር የሚያምኑ አልሆኑም። ልክ እንደዚሁ በወሰን አላፊዎች ልቦች ላይ እናትማላን።

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطَّعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٤﴾

75. ከዚያም ከእነርሱ በኋላ ሙሳንና ሃሩንን ወደ ፈርዖንና ወደ መማክርቱ በተአምራታችን ላክን። ከሩም። ትእቢተኞች ህዝቦችም ነበሩ።

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾

76. ከእኛም ዘንድ እውነቱ በመጣላቸው ጊዜ «ይህ በእርግጥ ግልጽ ድግምት ነው።» አሉ።

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَيْسَ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧٦﴾

77. ሙሳ አለ፡- «እውነቱን በመጣላችሁ ጊዜ ድግምተኞች የማይድኑ ሲኾኑ (እርሱ ድግምት ነው) ትላላችሁን?ይህ ድግምት ነውን?»

قَالَ مُوسَى أَنْتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُونَ ﴿٧٧﴾

78. እነርሱም «አባቶቻችንን ካገኘንበት ሃይማኖት ልታዘሩንና በምድር ውስጥ ለእናንተም ኩራት ሹመት ልትኖራችሁ መጣህብን። እኛ ለእናንተ በፍጹም አማኞች አይደሉንም።» አሉ።

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتِنَا عَمَّاءَ وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾

79. ፈርዖን፡- «አዋቂ ድግምተኛን ሁሉ አምጡልኝ።» አለ።

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَأْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾

80. ድግምተኞቹ በመጡ ጊዜም ሙሳ ለእነርሱ፡- «እናንተ የምትጥሉትን ነገር ጣሉ።» አላቸው።

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَال لَّهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا مَا أَنْتُمْ مُلْفُونَ ﴿٨٠﴾

81. በጣሉም ጊዜ ሙሳ፡- «ያ በእርሱ የመጣችሁበት ነገር ድግምት ነው። አላህ በእርግጥ ያፈርሳዎል። አላህ የአጥፊዎችን ሥራ ፈጽሞ አያበጅምና።» አለ።

فَلَمَّا الْقَوْمَا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضْلِعُ عَمَلٍ الْفٰسِقِينَ ﴿٨١﴾

82. አላህም ከሐዲያን ቢጠሉም እውነትን በቃላቱ ያረጋግጣል። **وَبِحَقِّ اللَّهِ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ** (82)

83. ለሙሳም ከፈረዖንና ከሹማምንቶቻቸው ማሰቃየትን በመፍራት ከወገኖቹ ጥቂት ትውልዶች ብቻ እንጂ አላሙኑላትም። ፈረዖንም በምድር ላይ በእርግጥ ይኮራ ነበር። እርሱም በእርግጥ ወሰን ካለፉት ነበር። **فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ** (83)

84. ሙሳም፡- «ሀዝቦቼ ሆይ! በአላህ አምናችሁ እንደ ሆነ በእርሱ ላይ ብቻ ተጠጉ። ታዛዦች እንደ ሆናችሁም በአላህ ላይ ብቻ ተመኩ።» አለ። **وَقَالَ مُوسَىٰ يَاقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَٰمَنُتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ** (84)

85. አሉ፡- «በአላህ ላይ ተጠጉን። ጌታችን ሆይ! ለበደለኞች ሀዝቦች መፈተኛ አታድርገን።» **لِّقَوْمِ الظَّالِمِينَ** (85)

86. «በእዝነትህም ከከሐዲያን ሀዝቦች ግፍ አድነን።» **وَنَجَّيْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ** (86)

87. ወደ ሙሳና ወደ ወንድሙ፡ «ለሀዝቦቻችሁ በግብጽ ውስጥ ቤቶችን ሥሩ። ቤቶቻችሁንም መስገጃ አድርጉ። ሰላትንም በደንቡ ስገዱ። ምዕመናኖቹንም አብስር።» ስንል ላከን። **لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَءَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَكَثِّرِ الْمُؤْمِنِينَ** (87)

88. ሙሳም፡ «ጌታችን ሆይ! አንተ ለፈረዖንና ለሹሞቹ በቅርቢቱ ሀይወት ጌጥን ብዙ ገንዘቦችንም በእርግጥ ሰጠህ። ጌታችን ሆይ! ከመንገድህ ያሳስቱ ዘንድ ሰጠሃቸው። ጌታችን ሆይ! ገንዘቦቻቸውን አጥፋ። በልቦቻቸውም ላይ አትም። አሳማሚን ቅጣት አስከሚያይ አያምኑምና።» አለ። **وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآءَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ** (88)

89. (አላህም) ፡- «ጸሎታችሁ ተሰምታለች። ቀጥም በሉ። የእነዚያን የማያውቁትን ሰዎች መንገድ አትከተሉ።» አላቸው። **قَالَ قَدْ أُجِيبَتِ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ** (89)

90. የኢስራኢል ልጆችን ባህሩን አሳለፍናቸው። ፈረዖንና ሰራዊቱም ወሰን ለማለፍና ለመበደል ተከተሏቸው። የመስመጥ አደጋ ባገኘውም ጊዜ «አመንኩ፡ እነሆ ከዚያ የእሥራኤል ልጆች ካመኑበት አምላክ በስተቀር ሌላ የእውነት አምላክ የለም። እኔም ከታዛዦቹ (ሙስሊሞች) አንዱ ነኝ።» አለ። *** وَجَوْرًا بَيْنَ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرِ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْفُقُ قَالَ ءَٰمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَٰمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ** (90)

91. «ከአሁን በፊት በእርግጥ ያመጽክና ከአጥፊዎችም የነበርክ ስትሆን አሁን ታምናለህን?» ተባለ። **ءَلَمْ تَرَ أَنَّا قَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ** (91)

92. እናም ዛሬ ከኋላህ ለሚመጡ ትውልዶች ተዓምር ትሆን ዘንድ አካልህን (ከባሕሩ) እናወጣለን ከሰዎችም ብዙዎቹ ከተዓምሮቻችን በእርግጥ ዘንጊዎች ናቸው።

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفْلُونَ ﴿٣٢﴾

93. የኢስራኢልን ልጆችም ምስጉንን ስፍራ በእርግጥ አሰፈርናቸው። ከመልካም ሲሳዮችም ሰጠናቸው። እውቀትም እስከመጣላቸው ድረስ አልተለዩም። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ በእርሱ ገላጭነት በነበሩት ነገር በትንሳኤ ቀን በመካከላቸው ይፈረዳል።

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُوءًا صَدِقَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٣٣﴾

94. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ አንተ ካወረድነው በመጠራጠር ውስጥ ከሆንክ እነዚያን ካንተ በፊት መጽሐፉን የሚያነቡትን ሰዎች ጠይቅ። እውነቱ ከጌታህ ዘንድ መጥቶልሃል። እናም ከተጠራጣሪዎች አትሁን።

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٣٤﴾

95. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነዚያ የአላህን አናቅጽ ካስተባበሉት ሰዎች አትሁን። ከከሳሪዎቹ ትሆናለህና።

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٥﴾

96. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ የጌታህ ቃል የተረጋገጠባቸው ሰዎች አያምኑም።

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَيْمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٦﴾

97. ተዓምራት ሁሉ ቢመጣላቸውም አሳማሚን ቅጣት እስከሚያዩ ድረስ(አያምኑም)።

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

98. ከነብዩ ዩኑስ በፊት ካለፉት ከተሞች ያመነኛና እምነት የጠቀማት ከተማ ለምን አልኖረችም? ግን የነብዩ ዩኑስ ህዝቦች ባሙኑ ጊዜ በቅርቢቱ ህይወት የውርደትን ቅጣት ከእነርሱ ላይ አነሳንላቸው። እስከ ጊዜም ድረስ አጠቀምናቸው።

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخُرْزِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٨﴾

99. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ በሻ ኖሮ በምድር ያሉት ሁሉ በአንድ የተሰበሰቡ ሆነው ባሙኑ ነበር። ታዲያ አንተ ሰዎችን አማኞች እንዲሆኑ ታስገድዳለህን?

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣٩﴾

100. ማንኛዎም ነፍስ በአላህ ፈቃድ ቢሆን እንጂ የምታምን አይደለችም። ከእነዚያ በማያውቁት ላይ ርክስትን ያደርጋል።

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٠﴾

101. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በሰማያትና በምድር ውስጥ ያሉትን ተዓምራት ተመልከቱ።» በላቸው። ሆኖም ተዓምራትና አስፈራሪዎች ለማያምኑ ህዝቦች ምንም አይጠቅሙም።

قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْأَيَّاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

102. የእነዚያን ከእነርሱ በፊት ያለፉትን ህዝቦች ቀዳሾች ብጤ ያገኛቸውን አይነት ቀናትን እንጂ ሌላን ይጠባበቃሉን? (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እናንተም ተጠባባቂ እኔም ከናንተው ጋር ከሚጠባበቁት ነኝ።» በላቸው።

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنْتَظِرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ ﴿١٠٢﴾

103. መልዕክተኞቻችንንና እነዚያን ያመኑትንም ከጭንቅ ሁሉ እናድናለን። እንደዚሁም ምእምናንን (ከጭንቅ ሁሉ) እናድናለን። ይህ በእኛ ላይ ተረጋገጠ።

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

104. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ሰዎች ሆይ! ከእኔ ሃይማኖት በመጠራጠር ውስጥ ከሆናችሁ እነዚያን ከአላህ ሌላ የምትገዟቸውን አልገዛም። ይልቁንም ያንን የሚገድላችሁን አላህን ብቻ እገዛለሁ። ከትክክለኛ አማኞች እንድሆንም ታዝዣለሁ።» በላቸው።

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنِ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّنُكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾

105. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ፊትህን ወደ ቀጥታው መንገድ ያዘነበልክ ስትሆን ለሃይማኖት ቀጥ አድርግ። ከአጋሪዎቹም አትሁን።

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾

106. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ከአላህ በስተቀር የማይጠቅምህንና የማይጎህዳን አትገዛ። ይህን ብትሠራ ግን ያን ጊዜ ከበደለኞቹ ትሆናለህ (ተብደለሁ)» በላቸው።

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

107. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ ጉዳትን ቢያደርስብህ ከእርሱ ሌላ ለእርሱ ገላጭ የለውም። በጎ ነገርም ቢሻልህ ለችሮታው መላሽ ማንም የለም። ከባሮቹ የሚሻውን በእርሱ ይለይበታል። እርሱም መሐሪውና አዛኙ ነው።


وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

108. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ሰዎች ሆይ! እውነቱ ከጌታችሁ በእርግጥ መጣላችሁ። በእርሱ የተመራም የሚመራው ለራሱ ብቻ ነው። የተሳሳተም የሚሳሳተው ጉዳቱ በራሱ ላይ ብቻ ነው። እኔ በእናንተ ላይ ተጠባባቂ አይደለሁም።» በላቸው።

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾

109. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ አንተ የሚወረደውን ነገር ተከተል። አላህ በእነርሱና ባንተ መካከል ባለው ጉዳይ ላይ እስከሚፈረድ ድረስ ታገሥ። እርሱም ከፈራጆቹ ሁሉ በላጭ ፈራጅ ነውና።

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصِرْ حَتَّىٰ يَخُضَّكَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾



በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. አሊፍ፤ ላም፤ ራ፤ ይህ ቁርአን አናቅጾቹ በጥንካሬ የተሰካኩ ከዚያም የተዘረዘሩ፤ ጥበበኛና ውስጠ አዋቂ ከሆነው (አምላክ) ዘንድ የተወረደ መጽሐፍ ነው::
الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتَهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾

2. መልዕክተኛው (እንዲህ በሚልበት ሰዎች ሆይ!) : «አላህን እንጂ ሌላን አትገዙ:: እኔ ለእናንተ ከእርሱ ዘንድ የተላኩ አስፈራሪና አብሳሪ ነኝ::»
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾

3. (እንዲህም በሚልበት ሰዎች ሆይ!) : «ጌታችሁን ምህረት ለምኑት:: ከዚያ ወደ እርሱ ተመለሱ:: እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ መልካምን መጥቀም ይጠቅማችኋል:: ለትሩፋት ባለቤት ሁሉ ችሮታውን (ምንዳውን) ይሰጠዋል:: ብትሸኑም እኔ በእናንተ ላይ የታላቅን ቀን ቅጣት እፈራለችኋለሁ::»
وَأَن اسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾

4. «መመለሻችሁ ወደ አላህ ብቻ ነው:: እርሱም በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነውና::»
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾

5. ሙስሊሞች ሆይ! አስተውሉ! እነርሱ ከእርሱ ከአላህ ይደበቁ ዘንድ ደረቶቻቸውን ያጥፋሉ:: ሙስሊሞች ሆይ! አስተውሉ! ልብሰቻቸውን በሚከናወኑ ጊዜ የሚደብቁትንም ሆነ የሚገልጹትን ሁሉ ያውቃል:: እርሱ በደረቶች ውስጥ ያለውን ሁሉ አዋቂ ነውና::
أَلَا إِنَّهُمْ يَبْتَلُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَعْشِرُونَ يُبَاهِبُهُمْ يَعْلَمُ مَا يُبْشِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾

6. በምድርም ላይ ምንም ተንቀሳቃሽ የለችም ምግብ በአላህ ላይ ያለና ማረፊያዋንም ሆነ መርጊያዋን የሚያውቅ ቢሆን እንጂ:: ሁሉም ነገር ግልጽ በሆነው መጽሐፍ ውስጥ ነው::
* وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾

7. አላህ ያ ሰማያትንና ምድርን በስድስት ቀናት ውስጥ የፈጠረ ነው:: ዐርሹም በውሃ ላይ ነበር:: የትኛችሁ ስራችሁ ያማረ መሆኑ ይፈትናችሁ ዘንድ ፈጠራችሁ:: «እናንተ ከሞት በኋላ በእርግጥ ተቀስቃሾች ናችሁ» ብትልም:: እነዚያ የካዲት «ይህ ግልጽ ድግምት እንጂ ሌላ አይደለም::» ይላሉ::
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾

8. ቅጣቱንም ለተቆጠሩ ጥቂት ጊዜያቶች ብናቆይላቸው «ከመውረድ የሚከለክለው ምንድን ነው?» ይላሉ:: ሙስሊሞች ሆይ! አስተውሉ:: በሚመጣባቸው ቀን ከእነርሱ ላይ ተመለሽ
وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَجِبُسُهُ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ

አይደለም። በእርሱ ይሳለቁበት የነበሩትም ቅጣት በእነርሱ ላይ ይወርድባቸዋል።

مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾

9. ሰውንም ከችሮታችን ብናቀምሰውና ከዚያ ብንወስድበት እርሱ ተስፋ ቆራጭና ክህደተ ብርቱ ነው።

وَلَيْنِ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنهُ إِنَّهُ لَيَكُفِّرُ كُفُورًا ﴿٩﴾

10. ካገኘችውም ችግር በኋላ ጸጋዎቻችንን ብናቀምሰው «ችግሮች ከእኔ ላይ ተወገዱ።» ይላል። አያመሰግንም። እርሱ ተደሳችና ጉረኛ ነው።

وَلَيْنِ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّئُهُ لَيُكْفِرَنَّ بِهِ زُرْعًا كَثِيرًا ﴿١٠﴾

11. እነዚያ የታገሱና መልካም ሥራዎችንም የሰሩ ሁሉ እነዚያ ለእነርሱ ምህረትና ታላቅ ምንዳ አለላቸው።

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

12. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በእርሱ ላይ (የሀብት) ድልብ ለምን አልተወረደም? ወይም ከእርሱ ጋር መልአክ ለምን አልመጣም?» ማለታቸውን በመፍራት ወደ አንተ ከሚወርደው ከፊሉን ልትተው በእርሱም ልብህ ጠባብ ሊሆን ይፈራልሃል። አንተ አስፈራሪ ብቻ ነህ። አላህ በሁሉ ነገር ላይ (ወኪል) ተጠባባቂ ነው።

فَلَعَلَّكَ تَارِكًا بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَصَاحِقًا فِيهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾

13. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ይልቁንም «ቁርአንን ቀጣጠፈው» ይላሉን? «እውነተኛች እንደሆናችሁ ብጩው የሆኑን አስር የተቀጣጠፉ ምዕራፎች እስቲ አምጡ። ከአላህም ሌላ የቻላችሁትን ረዳት ጥሩ።» በላቸው።

أَمْ يَقُولُونَ أَآفَرُّهُ قُلُوفًا أَوْ بَعِثَرِ سَوْرٍ مِّثْلِهِ مُمْفَرَّتِيَةٍ وَأَدْغُوا مِنِ اسْتَضْعَمْتُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾

14. ለእናንተ ምላሽ ካልሰጧችሁ «(ጣዖት አምላኪያን ሆይ!) የተወረደው በአላህ እውቀት ብቻ መሆኑንና ከእርሱ ሌላ አምላክ አለመኖሩንም እወቁ። እናም አትሰልሙምን?» በላቸው።

فَالَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَإِن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

15. ቅርቢቱን ህይወትና ጌጧን የሚሹ የሆኑትን ሁሉ ሥራዎቻቸውን ምንዳዋን በእርሷ ውስጥ ወደ እነርሱ እንምላላቸዋለን። እነርሱም በእርሷ ውስጥ ምንም አይጎድልባቸውም።

مَنْ كَانَ يَرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَبَّتْهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَلْتُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ ﴿١٥﴾

16. እነዚያ እነርሱ በመጨረሻይቱ ዓለም ከእሳት በስተቀር የሌላቸው ናቸው። የሰሩትም ሥራ በእርሷ ውስጥ ተበላሽ። በቅርቢቱ ዓለም ይሰሩት የነበሩትም በጎ ሥራ ብልሹ ነው።

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

17. ከጌታው ዘንድ አስረጅ የደረሰውንና ከእርሱም የሆነ መስከረ የሚከተለው ከቁርአን በፊትም ለሙሳ መጽሐፍ መሪና እዝነት ሲሆን የመሰከረለት (ሰውና)

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كَتَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً

የቅርቢቱን ህይወት እንደሚሻው (ሰው) ነውን? እነዚያ በእርሱ (ቁርአን) ያምናሉ:: ከአህዛቦቹ በእርሱ የሚክድ ሰው ሁሉ መመለሻው እሳት ናት:: (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእርሱም በመጠራጠር ውስጥ አትሁን:: እሱ ከጌታህ ዘንድ የሆነ እውነት ነው:: ግን አብዛኞቹ ሰዎች አያምኑም::

أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَآلْتَأُرُّ مَوَٰعِدُهُ ۗ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۗ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

18. በአላህ ላይ ውሸትን ከሚቀጥጥፍ ይበልጥ በዳይ ማነው? እነዚያ በጌታቸው ላይ ይቀረባሉ:: መስከረዎቹም «እነዚህ በጌታቸው ላይ የዋሹት ናቸው::» ይላሉ:: «አስተውሉ! የአላህ እርግጫን በበዳዮች ላይ ብቻ ይሁን::» ይባላል::

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ آلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّٰلِمِينَ ﴿١٨﴾

19. እነርሱም እነዚያ ከአላህ መንገድ ሰዎችን የሚከለክሉ የአላህን መንገድ መጥመሚያም የሚሹት ናቸው:: እነርሱም በመጨረሻይቱ ዓለም ከሓዲያን ናቸው::

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾

20. እነዚያም በምድር ውስጥ ከአላህ የሚያመልጡ አልነበሩም:: ከአላህ ሌላ ለእነርሱ ረዳቶች አልነበሯቸውም:: ለእነርሱ ቅጣቱ ይደራረብላቸዋል:: እውነትን መሰማትን የሚችሉ አልነበሩም:: የሚያዩም አልነበሩም::

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ۚ يُضَعَّفُ لَهُمُ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ۚ أَلَسَمِعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾

21. እነዚያ እነርሱ ነፍሶቻቸውን ያከሰሩና ይቀጥጥፉት የነበሩት ነገር የጠፋባቸው ናቸው::

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾

22. እነርሱ በመጨረሻይቱ ዓለም በጣም ከሳሪዎቹ ለመሆናቸው ጥርጥር የለውም::

لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾

23. እነዚያ ያመኑትና በጎ ሥራዎችን የሠሩት ወደ ጌታቸውም የተዋረዱት እነዚያ የገነት ናቸው:: እነርሱ በውስጡ ዘላለም ዘውታሪዎች ናቸው::

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَآخِثُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٢٣﴾

24. የሁለቱ ክፍሎች ምሳሌ አይኑ የማያይ አይነ ስውር፤ ጆሮው የማይሰማ ደንቆሮ ሰውና አይኑ የሚያይ ጆሮው የሚሰማ ሰው ብጤ ነው:: ሁለቱ በምሳሌነት ይስተካከላሉን? አትገሰጹንም?

* مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ ۚ كَالْآعْمَىٰ وَالْأَبْصَرِ ۚ وَالْبَصِيرُ وَالْأَسْمِيعُ ۗ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

25. ኑሕን ወደ ሀዘቦቹ ላክንና አላቸውም: «እኔ ለእኛና ግልጽ አስፈራሪ ነኝ::»

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾

26. «አላህን እንጂ ሌላን አትገዙ:: እኔ ለእኛና ግልጽ አስፈራሪ ነኝ::»

أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْبِيعِ ﴿٢٦﴾

27. ከህዝቦቹም መካከል እነዚያ የካዱት መሪዎች «ብጤያችን ሰው ሆነህ እንጂ አናይህም። እነዚያም እነርሱ ሐሳብ ጥሬዎች የሆኑት ወራዶቻችን እንጂ ሌላ ተከትሎህ አናይህም። ለእናንተም በእኛ ላይ ምንም ብልጫን አናይም። ከቶውንም ውሸታሞች መሆናችሁን እንጠረጥራችኋለን።» አሉ።

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَنَّاكَ إِلَّا بَشْرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَنَّاكَ إِلَّا تَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادْيِ الرَّأْيِ وَمَا تَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَنْظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ﴿٢٧﴾

28. እርሱም አላቸው፡ «ህዝቦቼ ሆይ! እስቲ ንገሩኝ ከጌታይ በግልጽ ማስረጃ ላይ ሆኜ ከእርሱም ዘንድ የሆነን ችሮታ ነብይነት ቢሰጠኝና በእናንተ ላይ ግን ይህች እውነታ ብትደበቅባችሁ እናንተ ለእርሷ ጠይዎች ስትሆኑ እርሷን በመቀበል እናስገድዳችኋለን?»

قَالَ يَتَقَوْمُ آرَءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَعَآتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعَمِيَّتْ عَلَيْكُمْ أَنلَزِمُكُمْوَهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَٰرِهُونَ ﴿٢٨﴾

29. «ህዝቦቼ ሆይ! በእርሱ የተላከሁበትን በማድረስ ላይ ገንዘብን አልጠይቃችሁም። ምንዳይ ከአለህ እንጂ ከሌላ አይደለም። እኔም እነዚያን በአለህ ያመኑትን ከአጠገቤ አባራሪ አይደለሁም። እነርሱ ከጌታቸው ጋር የሚገናኙ ናቸውና። ግን እኔም የምትሰሳቱ ህዝቦች ሆናችሁ አያችኋለሁ።»

وَيَقَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّآ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُّلْكُوا رَبِّهِمْ وَلِكِنِّي أَرْنَكُمْ قَوْمًا سَٰجِدُونَ ﴿٢٩﴾

30. «ህዝቦቼ ሆይ! ባባርራቸው ከአለህ ቅጣት የሚያድነኝ ማን ነው? አትገሰዱምን?»

وَيَقَوْمٍ مِّن يَبْصُرِي مِّنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

31. «ለናንተም እኔ ዘንድ የአለህ ግምጃ ቤቶች አሉ። ሩቅንም አውቃለሁ አልላችሁም። እኔም መልአክ ነኝ አልላችሁም። ለእነዚያም ዓይኖቻችሁ ለሚያዋርዷቸው አለህ ደግ ነገርን እምነትን አይሰጣቸውም አልልም። አለህ በነፍሶቻቸው ውስጥ ያለውን ሁሉ ነገር አዋቂ ነው። እኔ ያን ጊዜ ከበደለኞች እሆናለሁና።» አላቸው።

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّٰلِمِينَ ﴿٣١﴾

32. «ኑህ ሆይ! በእርግጥ ተከራከርከን። እኛን መከራከርህንም አበዛህ። ከእውነተኞቹም ከሆንክ የምታስፈራራብንን ቅጣት አምጣው እስቲ።» አሉ።

قَالُوا يَبْنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْزَرْتَ جِدْلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٣٢﴾

33. አላቸውም፡ «እርሱን የሚያመጣባችሁ አለህ የፈለገ ከሆነ ብቻ ነው። እናንተም የምታቅቱ አይደላችሁም።»

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾

34. «እናንተም አለህ ሊያጠማችሁ ፈልጎ ከሆነ ልመክራችሁ ብፈልግም ምክሬ አይጠቅማችሁም። እርሱ ጌታችሁ ነው። ወደ እርሱም ብቻ ትመለሳላችሁ።» አላቸው።

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾

35. ይልቁንም ቀጠፈው ይላሉን? (ሙሐመድ ሆይ) «ብቀጠፈው ኃጢአቴ ቅጣቱ በእኔ ላይ ነው። እኔም ከምታጠፋት ጥፋት ሁሉ ንጹህ ነኝ።» በላቸው።
 أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرْتَهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾

36. ወደ ኑህም (እንዲህ በሚል) ተወረደ። «እነሆ ከህዝቦችህ በእርግጥ ካመኑት በስተቀር ወደፊት ሌሎች አያምኑም። ይሠሩትም በነበሩት ክህደት አትዘን።»
 وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَتَّبِعِ سِوَا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

37. «በጥበቃችንና በትዕዛዛችን ሆነህ መርከቢቱን ሥራ። በእነዚያም በበደሉት ሰዎች ነገር አታናግረኝ። እነርሱ በእርግጥ የሚሰምጡ ናቸውና።» አለው።
 وَأَصْنَعُ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٣٧﴾

38. ከወገኖቹም መሪዎቹ በእርሱ አጠገብ ባለፉ ቁጥር በእርሱ ላይ እየተሳለቁበት መርከቢቱን ይሠራል። አላቸውም። «በእኛ ብትሳለቁ እኛም እንደተሳለቃችሁብን በእናንተ እንሳለቅባችኋለን።»
 وَيَصْنَعُ الْفُلَّكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾

39. «የሚያዋርደው ቅጣት የሚመጣበትን በእርሱም ላይ ዘውታሪ ቅጣት የሚሰፍርበትን ማንነት ወደ ፊት ታውቃላችሁ።» አላቸው።
 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾

40. ትዕዛዛችንም በመጣና እቶኑም በገነፈለ ጊዜ «በመርከቧ ውስጥ ከየዳይነቱ ሁሉ ሁለት ሁለት (ወንድና ሴት) ቤተሰቦችህንም ቃል ያለፈበት ብቻ ሲቀር ያመነንም ሰው ሁሉ ጫን።» አልነው። ከእርሱም ጋር ጥቂቶች እንጂ አላመኑም ነበር።
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَئَلْنَا أَجْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾

41. «መሄዷልም መቆሟም በአላህ ስም ነው።» እያላችሁ በእርሷ ተሳፈሩ። ጌታዬ መሐሪና አዛኝ ነውና።» አላቸው።
 * وَقَالَ أَرَبِئَابِكُمْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَجَلْهَا وَمُرْسَهًا إِنْ رِبِّي لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾

42. እርሷም እንደ ተራራዎች በሆነ ማዕበል ውስጥ እነርሱን ይዛቸው የምትንሸለል ስትሆን (በአላህ ስም ተቀመጡበት) ኑህም ልጁን ከመርከቢቱ የራቀ ሆኖ ሳለ «ልጄ ሆይ! ከእኛ ጋር ተሳፈር። ከከተዲያንም አትሁን።» ሲል ጠራው።
 وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ أَرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾

43. ልጁም «ከውሃው ወደሚጠብቀኝ ተራራ እጠጋለሁ።» አለ። አባቱም «ዛሬ ከአላህ ትዕዛዝ ምንም ጠባቂ የለም። እርሱ ብቻ ያዘነለት ካልሆነ በስተቀር።» አለው። ማዕበሉም በመካከላቸው ጋረደ። ልጁም ከሰማጮች ሆነ።
 قَالَ سَوَاءٌ لِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرِضِينَ ﴿٤٣﴾

44. ተባለም «ምድር ሆይ! ዉሃሽን ዋጪ። ሰማይ ሆይ! ዝናብሽን ያዢ።» ውሃዉም ሠረገ። ቅጣቱም ተፈጸመ። ጁዲይ በሚባለም ተራራ ላይ መርከቢቱ
 وَقِيلَ يَا رَأْسُ أَجْلَيْ مَاءُكَ وَيَسْمَاءُ أَفْلَعِي وَغِيضُ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

ተደላደለች። «ለከሓዲያን ጥፋት ተገባቸው (ጥፋ)።»

ተባለ።

45. ኑህም ጌታውን- «ጌታዬ ሆይ! ልጄ ከቤተሰቤ አንዱ ነው። ቃል ኪዳንህም እውነት ነው። አንተም ከፈራጆች ሁሉ ይበልጥ አዋቂ ነህ።» በማለት ጠየቀ (ተጠራ)።

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنِّي
أَهْلِي وَإِنِّي وَعَدُّكَ الْخَلْقُ وَأَنْتَ أَحْكَمُ
الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾

46. አላህም «ኑህ ሆይ! እርሱ ከቤተሰብህ አይደለም። እርሱ መልካም ያልሆነ ስራ ነው። በእርሱ እውቀት የሌለህንም ነገር አትጠይቀኝ። እኔ ከአላዋቂዎች እንዳትሆን እገስጽሃለሁ።» አለው።

قَالَ يٰنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنِّي أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ
غَيْرٌ صَالِحٌ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ إِنِّي أَعْطِكُ آبَاتٍ مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

47. «ጌታዬ ሆይ! በእርሱ ለእኔ እውቀት የሌለኝን ነገር የምጠይቅህ ከመሆን እኔ ባንተ እጠበቃለሁ። ለእኔም ባትምረኝና ባታዝንልኝ ከከሰረዎቹ እሆናለሁ።» አለ።

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ
لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَرَحْمَتِي أَكُنَّ
مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٤٧﴾

48. «ኑህ ሆይ! ከእኛ በሆነ ሰላም ባንተ ላይና አንተም ጋር ባሉት ህዝቦች ላይ በሆኑ በረከቶችም የተጎናጸፍክ ሆነህ ወደ ምድር ውረድ። ከነሱው ዘሮች የሆኑ ህዝቦችም በቅርቢቱ ዓለም በእርግጥ እናስመቻቸዋለን። ከዚያም ከእኛ የሆነ አሳማሚ ቅጣት ይደርስባቸዋል።» ተባለ።

قَبِلَ يٰنُوحُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ
عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَعَكَ وَأُمَّمٌ سَمَّيْتَهُمْ
ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾

49. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህ ዘገባ ከሩቁ ወሬዎች መካከል ወደ አንተ ያወረድነው ነው። አንተም ሆንክ ህዝቦችህ ከዚህ በፊት የምታውቁት አልነበራችሁም። ታገሥ ምስጉን የሆነችው ፍጻሜ ለሚጠነቀቁት ብቻ ናትና።

يٰلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا
كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هٰذَا
فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقَابَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

50. ወደ ዓድም ወንድማቸውን ሁድን ላክን። አላቸው። «ወገኖቼ ሆይ! አላህን ብቻ ተገዙ። ከእርሱ ሌላ ምንም አምላክ የላችሁም። እናንተ ቀጣፊዎች እንጂ ሌላ አይደላችሁም።»

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلٰهِ غَيْرُهُ إِن أَنْتُمْ إِلَّا
مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

51. «ህዝቦቼ ሆይ! በእርሱ (በማድረሱ) ላይም ምንዳን አልጠይቃችሁም። ምንዳዬ በዚያ በፈጠረኝ ላይ እንጂ በሌላ ላይ አይደለም። አታውቁምን?»

يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنِ اجْرِي
إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

52. «ህዝቦቼ ሆይ! ጌታችሁን ምህረትን ለምኑት። ከዚያ ወደ እርሱ ተጸዱ። ዝናብን በእናንተ ላይ ተከታታይ አድርጎ ይልክላችኋልና። ወደ ኃይላችሁም ሀይልን ይጨምርላችኋል። አመጸኞችም ሆናችሁ አትሸሹ።»

وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ
قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾

53. እነርሱም አሉ:- «ሁድ ሆይ! በአስረጂ አልመጣህልንም:: እኛም ላንተ ንግግር ብለን አማልክቶቻችንን የምንተው አይደለንም:: እኛም ላንተ ትክክለኛ አማኞች አይደለንም::»

قَالُوا يَا هُدُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي
 ءَالِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾

54. «ከፊሎቹ አማልክቶቻችን በክፉ ነገር በዕብደት ለክፈውሃል እንጂ ሌላን አንልም::» አሉ:: እርሱም አላቸው: «እኔ አላህን አስመሰክራለሁ:: ከምታጋሩትም እኔ ንጹህ መሆኔን መስክሩ::»

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرْنَاكَ بِبَعْضِ ءَالِهَتِنَا بِسُوءٍ
 قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا
 تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

55. «ከእርሱ ሌላ አማልክትን ከምታጋሩት ንጹህ ነኝ:: ሁላችሁም ሆናችሁ ተንኮልን ሥሩብኝ ከዚያ አታቆዩኝ::»

مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظَرُونَ ﴿٥٥﴾

56. «እኔ ጌታዬና ጌታችሁ በሆነው በአላህ ላይ ብቻ ተመከሁ:: በምድር ላይ ምንም ተንቀሳቃሽ የለችም እርሱ አናትዋን የያዘት ብትሆን እንጂ:: ጌታዬ (ቃሉም ሥራጧም) በቀጥተኛው መንገድ ላይ ነው::»

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ
 دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى
 صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

57. «ብትዘሩም ወደ እናንተ የተላኩበትን ነገር በእርግጥ አድርጌላችኋለሁ:: ጌታዬም ሌላን ህዝብ ይተካል:: ምንም አትጎዱትም:: ጌታዬ በሁሉ ነገር ላይ ተጠባባቂ ነውና::» አላቸው::

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ
 إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا
 تَضُرُّوهُمْ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾

58. ትዕዛዞችን በመጣ ጊዜ ሁድንና እነዚያን ከእሱጋ ያመኑትን ከእኛ በሆነው ችሮታ አዳን:: ከብርቱ ቅጣትም አዳናቸው::

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا
 مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابِ
 غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾

59. ይህ ነገድ ዓድ ነው:: በጌታቸው ታዐምራት ካዱ:: መልዕክተኞቹንም አመጹ:: የኃያል ሞገደኛን ሁሉ ትዕዛዝም ተከተሉ::

وَتِلْكَ ءَاذٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا
 رُسُلَهُرُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾

60. በዚች በቅርቢቱ ዓለምም እርግጫን እንዲከተላቸው ተደረጉ:: በትንሳኤም ቀን እንደዚሁ:: አስተውሉ! ዓዶች ጌታቸውን ካዱ:: አስተውሉ! የሁድ ህዝቦች ለሆኑት ዓዶች ከእዝነት መራቅ ይገባቸው::

وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدًا لِعَادٍ قَوْمٍ
 هُودٍ ﴿٦٠﴾

61. ወደ ሠሙዶችም ወንድማቸውን ሲለህን ላክን:: «ህዝቦቼ ሆይ! አላህን ተገዙ:: ከእርሱ ሌላ ለእናንተ አምላክ የላችሁም:: እርሱ በምድር ፈጠራችሁ:: በውስጡ እንድታለሟትም አደረጋችሁ:: ምህረቱንም ለምኑት:: ከዚያም ወደ እርሱ ተመለሱ:: ጌታዬ ለሁሉም ቅርብና ለለመነው ተቀባይ ነውና::» አላቸው::

﴿وَالَّذِي نَسُودُ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ
 أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ
 أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا
 فَاسْتَعْرِضُوهُ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ
 مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

62. እነርሱም «ሲሊህ ሆይ! ከዚህ በፊት በእኛ ውስጥ መሪ ልትሆን በእርግጥ የምትከጀል የነበርክ ስትሆን። አባቶቻችን የሚገዙትን ከመገዛት ትከለክለናለህን? እኛም ወደሱ ከምትጠራን ነገር በእርግጥ አወላዋይ በሆነ መጠራጠር ውስጥ ነን።» አሉ።

قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَنَّا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

63. ሲሊህም አለ: «ህዝቦቼ ሆይ! እስቲ ንገሩኝ ከጌታይ በሆነ ማስረጃ ላይ ሆኜ ከእርሱም የሆነን ችሮታ ነብይነት ቢሰጠኝና ባልታዘዘው ከአላህ ቅጣት የሚያደኑኝ ማነው? ከማጥፋትም በስተቀር ምንም አትጨምሩልኝም።

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَبْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾

64. «ህዝቦቼ ሆይ! ይህች ለእናንተ ታዓምር ስትሆን የአላህ ግመል ናት። ተዋትም በአላህ ምድር ውስጥ ትብላ። በክፉም አትንኳት። ቅርብ የሆነ ቅጣት ያገኛችኋልና።» አለ።

وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةٌ لِلَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾

65. ወግተው ገደሏትም ሲሊህም «በሀገራችሁም ሰስትን ቀናት ብቻ ተጠቀሙ ይህ የማይዋሽ ቀጠሮ ነው።» አላቸው።

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعَدُّ غَيْرٍ مُكَذَّبٍ ﴿٦٥﴾

66. እናም ትዕዛዛችን በመጣ ጊዜ ሲሊህንና እነዚያን ከእሱ ጋር ያመኑትን ከእኛ በሆነው እዝነት አዳንን። ከዚያም ቀን ውርደት አዳንናቸው። ጌታህ ብርቱውና ሁሉን አሸናፊው ነውና።

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾

67. እነዚያን የበደሉትንም ከባድ ጩኸት ያዛቸው። በየቤቶቻቸውም ውስጥ የተንበረከኩ ሙት ቦድን ሆነው አደሩ(አገጉ)።

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جثييين ﴿٦٧﴾

68. በእርሷ ውስጥ እንዳልኖሩ ሆኑ። አስተውሉ! ሠሙዶች ጌታቸውን በእርግጥ ካዱ። አስተውሉ! ለሠሙዶች ከአላህ እዝነት መራቅ ተገባቸው።

كَأَن لَّمْ يَعْنُوا فِيهَا آلًا إِنَّمَا عَرَفُوا رَبَّهُمْ آلًا بَعْدَ لَثْمَوْدَ ﴿٦٨﴾

69. መልዕክተኞቻችንም ወደ ኢብራሂም በልጅ መውለድ ብስራት መጡለትና ሰላም አሉት። እሱም ሰላም አላቸው። ጥቂትም ሳይቆይ ወዲያውኑ የተጠበሰን የወይፈን ስጋ አመጣ።

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَدْ لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾

70. እጆቻቸውም ወደ ምግቡ የማይደርሱ መሆናቸውን ባየ ጊዜ ተግባራቸው እንግዳ ሆነበት። ከእነርሱም ፍርሃት ተሰማው። «አትፍራ እኛ ወደ ሉጥ ህዝቦች ተልከናልና።» አሉት።

فَلَمَّا رَأَىٰ أَبْيَدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾

71. ሚስቱም ቁማ ነበርና ሰቀች። እናም በኢስሐቅ አበሰርናት። ከኢስሐቅም በኋላ በልጁ በየዕቁብ አበሰርናት።

وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَابْشَرْنَا بِهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾

72. እርሷም «ዋልኝ እኔ አሮጊት ይህም ባለቤቴ ሽማግሌ ሆኖ ሳለ እወልዳለሁን? ይህ በእርግጥ አስደናቂ ነገር ነው።» አለች።

قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي
شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾

73. «በአላህ ትዕዛዝ ትደነቁደለሽን? ፡፡ ያላህ እዝነትና በረከት በእናንተ በኢብራሂም ቤተሰቦች ላይ ይሁን። እሱ ምስጋና ለጋሽ ነውና።» አለ።

قَالُوا أَتَعْبَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ
مَّجِيدٌ ﴿٧٣﴾

74. ኢብራሂም ፍራቻው በሄደለትና ብስራት በመጣችለት ጊዜ በሉጥ ህዝቦች ነገር ይከራከረን ጀመር።

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ
الْبَشَرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لوطٍ ﴿٧٤﴾

75. ኢብራሂም በእርግጥ ታጋሽ፤ አልቃሽ (እጅግ የሚማፀን) እና መላሳ ነውና።

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾

76. (እነርሱም አሉት): «ኢብራሂም ሆይ! ይህን ክርክር ተው። እነሆ የጌታህ ትዕዛዝ በእርግጥ መጥቷል። እነርሱም የማይመለስ ቅጣት የሚመጣቸው ናቸው።»

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ
أَمْرٌ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرَ مَرْدُودٍ
﴿٧٦﴾

77. መልዕክተኞቻችንም ወደ ሉጥ በመጡ ጊዜ በእነርሱ ምክንያት አዘነ። ልቡም በእነርሱ ተጨነቀ። «ይህ ብርቱ ቀን ነው።» አለም።

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لوطًا سَاءَ بِهِمْ
وَضَاعَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾

78. ህዝቦቹም ወደ እርሱ እየተጣደፉ መጡና ከዚህም በፊት መጥፎ ሥራዎችን ይሠሩ ነበር። «ህዝቦቼ ሆይ! እነዚህ ሴቶች ልጆቼ ናቸው። ለእናንተ ይልቅ በጣም የጸዱ ናቸው። አግቧቸው እናም አላህን ፍሩ። በእንግዶቼም አታሳፍሩኝ። ከናንተ ውስጥ አንድ ቅን ሰው እንኳን የለምን?» አላቸው።

وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ
كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَفْقَوْمَ هَؤُلَاءِ
بِنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ فِي
صَفِيحِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾

79. «ከሴቶች ልጆችህ እኛ ምንም ጉዳይ የሌለን መሆኑን በትክክል ታውቃለህ። አንተም የምንሻውን በእርግጥ ታውቃለህ።» አሉት።

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ
حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾

80. «በእናንተ ላይ ኃይል በኖረኝ ወይም ወደ ብርቱ ወገን ብጠጋ ኖሮ (የምሠራውን በሠራሁ ነበር)።» አላቸው።

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ
شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾

81. «ሉጥ ሆይ! እኛ የጌታህ መልዕክተኞች ነን። ህዝቦች ወደ አንተ በክፉ አይደረሱብህም። ቤተሰብህንም ይዘህ ከሌሊቱ በከፊሉ ውስጥ ሂድ። ከናንተም አንድም ወደ ኋላው አይገለመጥ። ሚስትህ ብቻ ስትቀር። እነሆ እርሷንም እነርሱን የሚያገኛቸው ስቃይ ሁሉ ያገኛታልና። ቀጠሯቸው ንጋቱ ላይ ነው። ንጋቱ ቅርብ አይደለምን?» አሉት።

قَالُوا يَلْبُوطٌ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ
فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ
مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا
أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ
بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾

82. እናም ትዕዛዛችን በመጣ ጊዜ ከተማይቱን ላይዋን ከታችዋ አድርገን ገለበጥናት። ተከታታይም የሆነን የሸክላ ድንጋይ በእርሷ ላይ አዘነብንባት።

﴿٨٢﴾

83. ከጌታህ ዘንድ ምልክት የተደረገባት ስትሆን (አዘነብንባት)። እርሷም (መንደሯ) ከበደለኞቹ ህዝቦች ሩቅ አይደለችም።

﴿٨٣﴾

84. ወደ መድየንም ወንድማቸውን ሹዐይብን ላክን። አላቸውም፡ «ህዝቦቼ ሆይ! አላህን ብቻ ተገዙ። ከእሱ ሌላ ለእናንተ አምላክ የላችሁም። ስፍርንና ሚዛንን አታጉሉ። እኔ በጸጋ ላይ ሆናችሁ አያችኋለሁ። እኔም በእናንተ ላይ የከባቢን ቀን ቅጣት እፈራላችኋለሁ።

* وَالْإِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفُسُوا الْيَمِّيَالَ وَالْيَمِيََانَ إِنِّي أَرْكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

85. «ህዝቦቼ ሆይ! ስፍርንና ሚዛንን በትክክል ሙሉ። ሰዎችን መብቶቻቸውን አታዳድሱባቸው። በምድርም ውስጥ አጥፊዎች ሆናችሁ አታበላሹ።

﴿٨٥﴾

86. «አላህ ያስቀረላችሁ ለእናንተ የተሻለ ነው። ትክክለኛ አማኞች እንደ ሆናችሁ አላህ በሰጣችሁ ውደዱ። እኔም መካሪ እንጂ በእናንተ ላይ ተጠባባቂ አይደለሁም።»

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ ﴿٨٦﴾

87. «ሹዐይብ ሆይ! ስግደትህ አባቶቻችን የሚገዙትን ጣኦታት እንድንተው ወይም በገንዘቦቻችን የምንሻውን መሥራትን እንድንተው ታዝሃለችን? አንተ በእርግጥ ታጋሹ ቅኑው አንተ ነህና።» አሉት።

قَالُوا يَشْعُوبُ أَصْلُوْنَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَقْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشْتَوِيْ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْخَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾

88. (እርሱም) አለ፡ «ህዝቦቼ ሆይ! ንገሩን እስቲ ከጌታይ በሆነ አስረጅ ላይ ሆኜ ከእርሱም የሆነን መልካም ሲሳይ ቢሰጠኝ በቅጥፈት ልቀላቅለው ይገባልን? የከለከልኳችሁንም ነገር በመፈጸም ልለዎችሁ አልሻም። በተቻለኝ ያህል ማበጀትን እንጂ አልሻም። ለደግ ሥራ መታደሌ በአላህ ፈቃድ ብቻ እንጂ በሌላ አይደለም። በእርሱ ላይ ብቻ ተመካህ። ወደ እርሱም እመለሳለሁ።

قَالَ يَبْقَوْمُ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمُ إِلَىٰ مَا أَنهَكُمُ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

89. «ወገኖቼ ሆይ! እኔን መከራከራችሁ የኑህን ህዝቦች ወይም የሁድን ህዝቦች ወይም የሲሊህን ህዝቦች ያገኛቸው ቅጣት ብጤ አይነት እንዲያገኛችሁ አይገፋፋችሁ። የሉጥም ህዝቦች ከናንተ ሩቅ አይደሉም።

وَيَبْقَوْمُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾

90. «ጌታችሁንም ምህረት ለምኑት ከዚያ ወደ እርሱ ተመለሱ። ጌታዬ አዛኝና ወዳድ ነውና።» አለ።
 وَاسْتَعْرِفُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾

91. «ሹዑይብ ሆይ! ከምትለው ነገር ብዙውን አናውቀዉም (አይገባንም)። እኛም አንተን በኛ ውስጥ ደከማ ሆነህ እናይሃለን። ጎሶችህም ባልኖሩ ኖሮ በወገርንህ ነበር። አንተም በእኛ ላይ የተከበርክ አይደለህም።» አሉት።
 قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَا رَهْطًا لَرَجْمَتِكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾

92. (እርሱም) አለ: «ሀዘቦቼ ሆይ? ጎሳዎቼ በእናንተ ላይ ከአላህ ይልቅ የከበሩ ናቸውን? አላህን ከኋላችሁ ወደ ጀርባ አደረጋችሁት። ጌታዬ በምትሠሩት ሁሉ ከባቢ ነው።»
 قَالَ يَقَوْمِ أَرْهَطِي أَعْرُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَأَتَّخِذْتُمُوْا وِرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾

93. «ሀዘቦቼ ሆይ! በችሎታችሁ ልክ ሥሩ እኔ ሠሪ ነኝ። የሚያዋርደው ቅጣት የሚመጣበትንና እርሱ ውሸታም የሆነው ማን እንደ ሆነ ወደ ፊት ታውቃላችሁ። ጡብቁም እኔም ከናንተ ጋር ተጠባባቂ ነኝና።» አለ።
 وَيَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾

94. ትዕዛዞችን በመጣ ጊዜ ሹዑይብንና እነዚያን ከእርሱ ጋር ያመኑትን ከእኛ በሆነው ችሮታ አዳን። እነዚያን የበደሉትንም (የጂብሪል) ጭኸት ያዘቻቸው። በየቤቶቻቸውም ውስጥ ተንከፍረረው አደሩ።
 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ شُعَبِيًّا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَنِيْبِينَ ﴿٩٤﴾

95. በእርሷ ውስጥ እንዳልነበሩ ሆኑ። አስተውሉ! ሠሙድ ከአላህ እዝነት እንደራቀች መድየንም ትራቅ።
 كَأَن لَّمْ يَعْنُوا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

96. ሙሳንም በታዐምራቶቻችንና በግልጽ ብርሃን በእርግጥ ላክነው።
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾

97. ወደ ፈርዖንና ወደስዎቹ ላክነው። የፈርዖንን ነገር ሀዘቦቹ ተከተሉ። የፈርዖን ነገር ቀጥተኛ አል ነበረም።
 إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِيْهِ فَاتَّبَعُوْا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿٩٧﴾

98. በትንሳኤ ቀን ሀዘቦቹን ይቀድማል። ከዚያም ወደ አሳት ያወርዳቸዋል። የሚገቡትም አገባብ ምንኛ ከፋ።
 يَفْقَدُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ﴿٩٨﴾

99. በዚችም በቅርቢቱ ዓለም እርግማንን አስከተልናቸው። በትንሳኤም ቀን እንደዚሁ። የተሰጡት ስጦታ ምንኛ ከፋ!
 وَأَتَّبَعُوا فِي هٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَبْسُ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ﴿٩٩﴾

100. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህ ከላይ የተነገረው ከከተሞቹ ወሬዎች የተወሰነው ነው።
 ذٰلِكَ مِنْ اٰنْبَاءِ الْاَلْفَرٰى نَقَصْنٰهُ عَلٰيكَ مِنْهَا قٰرِيْمٌ وَحَصِيْدٌ ﴿١٠٠﴾

ባንተ ላይ እንተርከዋለን። ከእርሷ ቋሚና እጭድም የሆነ አለ።

101. እኛም አልበደልናቸዋል። ግን ነፍሶቻቸውን **وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَأَلَكْنَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿١٠١﴾**

102. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የጌታህ ቅጣት የከተሞችን ሰዎች በዳዮች ሲሆኑ በቀጣቸው ጊዜ ልክ እንደዚህ ነው። ቅጣቱ በእርግጥ አሳማሚና ብርቱ ነው። **وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِيمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾**

103. በዚህ ውስጥ የመጨረሻውን ቀን ቅጣት ለሚፈሩ ሁሉ መገሰጫ አለ። ይህ የትንሳኤ ቀን ሰዎች በእርሱ የሚሰበሰቡበት ቀን ነው። ይህ የሚጣዱት ቀን ነው። **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾**

104. ይህንን ቀን ለተቆጠረም (ለተወሰነ) ጊዜ እንጂ አናቆየዋል። **وَمَا نُؤَخِّرُهُ ۚ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ﴿١٠٤﴾**

105. በሚመጣ ቀን ማንኛውም ነፍስ በእርሱ ፈቃድ ቢሆን እንጂ አትናገርም። ከእነርሱም መናጢም (እድለቢስ) እድለኛም አለ። **يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ سُعِيُّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾**

106. እነዚያ ያመዱት ሰዎች በእሳት ውስጥ ናቸው። ለእነርሱ በእርሷ ውስጥ ማናፋትና መንሰቅሰቅ አላቸው። **فَأَمَّا الَّذِينَ شَفَعُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زُفِيرٌ وَسَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾**

107. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ ከፈለገው በስተቀር ሰማያትና ምድር እስከዘወተሩ ድረስ በውስጧ ዘውታሪዎች ሲሆኑ በእሳት ውስጥ ይኖራሉ። ጌታህ የሚፈልገውን ሠሪ ነውና። **خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ۖ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾**

108. እነዚያ እድለኞቹም ጌታ ከሻው በስተቀር ሰማያትና ምድር እስከ ዘወተሩ ድረስ በውስጧ ዘውታሪዎች ሆነው በገነት ውስጥ ይኖራሉ። የማያቋርጥ ስጦታን ተሰጡ። **﴿١٠٨﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ۖ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۗ عَطَاءٌ غَيْرَ مَحْذُودٍ ﴿١٠٨﴾**

109. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ ከሐዲያን ከሚገዙት ጣኦት በመጠራጠር ውስጥ አትሁን። አባቶቻቸው ከዚህ በፊት እንደሚገዙት እንጂ አይገዙም። እኛም እነዚህን ፈንታቸውን የማይዳደል ሲሆን የምንሞላላቸው ነን። **فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْْبُدُونَ ۚ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ ءَابَاؤَهُمْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمَوَفُّوهُمْ نَضِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿١٠٩﴾**

110. ለሙሳም መጽሐፍን በእርግጥ ሰጠው።
 በእርሱም ተለያዩበት። ከጌታህ ያለፈች ቃል ባልነበረች
 ኖሮ በመካከላቸው አሁን ይፈረድ ነበር። እነርሱም
 ከእርሱ ከቁርኣን አወላዋይ በሆነ መጠራጠር ውስጥ
 ናቸው።

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَآخْتَلَفَ فِيهِ
 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ
 وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مِرْيَبٍ ﴿١١٠﴾

111. ሁሉንም ጌታህ ሥራዎቻቸውን ምንዳቸውን
 በእርግጥ ይሞላላቸዋል። እርሱ በሚሠሩት ሁሉ
 ውስጠ አዋቂ ነውና።

وَإِنْ كَلَّا لَمَا لِيَؤْفِقِيَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ
 بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾

112. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ልክ
 እንደታዘዘከው ቀጥ በል። ካንተ ጋር ያመኑትም ቀጥ
 ይበሉ። ወሰንንም አትለፉ። እርሱ የምትሠሩትን ሁሉ
 ተመልካች ነውና።

فَأَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا
 تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

113. ወደ እነዚያም ወደ በደሉት ሀዝቦች አትዘንቡ።
 እሳት ትነካችኋለችና። ከአላህ ሌላ ጠባቂዎች
 የሏችሁም ከዚያ አትረዱም።

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ
 النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ
 لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

114. ሰላትንም በቀን ጫፍና ጫፎች ከሌሊትም
 ክፍሎች ፈጽም። መልካም ሥራዎች ኃጢአቶችን
 ያስወግዳሉና። ይህ ለተገሳጮች ሁሉ ግሳጼ ነው።

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الْتَهَارِ وَرُفَاً مِنَ اللَّيْلِ
 إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ
 ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

115. ታገስ አላህ የበጎ ሠሪዎችን ምንዳ አያጠፋምና።

وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

116. ከናንተ በፊት ከነበሩት ከክፍለ ዘመናት (ሰዎች)
 ውስጥ በምድር ላይ ከማበላሸት የሚከለክሉ
 የመልካም ሥራዎች ቅሪት ባለቤቶች ለምን
 አልነበሩም? ግን ከእነርሱ ያዳንናቸው ጥቂቶቹ
 ከለከሉና ዳኑ። እነዚያም የበደሉት ሰዎች
 አልከለከሉም። በእርሱ የተቀማጠሉበትን ተድላ
 ተከተሉ አመጠኞችም ነበሩ።

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا
 بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
 قَلِيلًا مِمَّنْ أَهَجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
 مَا أُتِرُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾

117. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ
 ከተሞችን ባለቤቶቻቸው መልካም ሠሪዎች ሆነው
 ሳሉ በመበደል የሚያጠፋቸው አልነበረም።

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا
 مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾

118. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ በሽ
 ኖሮ ሰዎችን ሁሉ አንድ ሀዝብ ባደረጋቸው ነበር።
 የተለያዩም ከመሆን አይወገዱም።

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا
 يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾

119. ጌታህ ያዘነለት ብቻ ሲቀር ከመለያየት
 አይወገዱም። ለዚሁም ነው የፈጠራቸው። የጌታህ
 ቃልም «ገሀንምን ከአጋንንትና ከሰዎች ከሁሉም
 በእርግጥ እሞላታለሁ።» በማለት ተፈጻሚዎች።

إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ
 كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ
 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾

120. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከመልዕክተኞቹም ዜናዎች ተፈላጊውን ሁሉንም ልብህን በእርሱ የምናጸናበትን እንተርክልሀለን። በዚህችም ሱራ እውነቱ ነገር፣ ለምእምናን ግሳጾና ማስታወሻ መጥቶልሀል።

وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٥﴾

121. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለእነዚያም ለማያምኑት (እንዲህ) በላቸው፡ «ባላችሁበት ሁኔታ ላይ ሥሩ። እኛ ሠሪዎች ነን።

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ
مَكَاتِبِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢٦﴾

122. «የራሳችሁን ውጤት ተጠባባቂ እኛ ተጠባባቂዎች ነንና።» በላቸው።

وَأَنْتَظِرُونَ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢٧﴾

123. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በሰማያትና በምድር ያለው ሚስጥር ሁሉ የአላህ ብቻ ነው። ሁሉም ነገር ወደ እርሱ ብቻ ይመለሳል። ስለዚህ እሱን ብቻ ተገዛው። በእርሱም ላይ ብቻ ተመክ። ጌታህም ከሚሰሩት ሁሉ ዘንጊ አይደለም።

وَلِلَّهِ عِيبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ
الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ
بِعَنِيفٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

ሱረቱ ዩሱፍ

በአለህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)።

1. አሊፍ፤ ላም፤ ራ፤ እነዚህ አናቅጽ ግልጽና የተብራራ ከሆነው መጽሐፍ አናቅጽ ናቸው። الرَّ تِلْكَ ءَايَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾

2. እኛ ይህንን ቁርኣንን ትረዱት ዘንድ በዐረብኛ ቋንቋ ከወረደው። إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

3. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህንን የቁርኣን ወደ አንተ በጣሙረዳችን እጅግ ውብና ማራኪ የሆነ ታሪክ እንተርክልሃለን። ከዚህ በፊት አንተም ይህንን ታሪክ ከማያውቁት ነበርክ። نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾

4. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ነብዩ ዩሱፍ በልጅነቱ ለአባቱ «አባቴ ሆይ! እኔ አስራ አንድ ከከበሮችን፤ ጨረቃንና ጸሐይን ሲሰግዱልኝ በሕልሜ አየሁኝ።» ባለ ጊዜ የሆነውን ታሪክ ለህዝቦችህ አስታውስ። إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾

5. አባቱም አለ፡ «ልጄ ሆይ! ይህን ህልምህን ለወንድሞችህ አትንገር። ባንተ ላይ ተንኮል እንዳያሰሩ። ምክንያቱም ሰይጣን ለሰው ልጅ ሁልጊዜም ግልጽ ጠላት ነውና። قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾

6. «ጌታህ ልክ ይህን ህልም እንዳሳየህ ሁሉ ለነብይነትም ይመርጥሃል። የንግግግሮችን ፍፃሜ ያስተምርሃል። ጸጋውንም ቀደም ሲል ለአባቶችህ ለኢብራሂምና ለኢስሃቅ እንደሞላ ሁሉ ላንተና ለያዕቁብ ቤተሰቦችም ይሞላል። ጌታህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነውና።» وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رُبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنَ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُمَتِّعُهُ نِعْمَةً وَعَلَىٰ آءَالَ يَعْشَوٰبَ كَمَا أَثَمَهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

7. በዩሱፍና በወንድሞቹ ታሪክ ዉስጥ እውቀትን በመሸኛ ለሚጠይቁ ሁሉ እያሌ ተዓምራት አሉ። *لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ لِّلسَّاعِلِينَ ﴿٧﴾

8. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ! እንዲህ) ባሉ ጊዜ፡ «እኛ በቁጥር ብዙዎች ሁነን እያለ ዩሱፍና ወንድሙ (ብንያም) ከአባታችን ዘንድ ከእኛ ይበልጥ ተወዳጆች ናቸው። በእውነቱ አባታችን ግልጽ ስህተት ውስጥ ነው። إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾

9. «ዩሱፍን ግደሉት ወይም እሩቅ በታ ጣሉት። ይህን ካረጋችሁ የአባታችሁን ፊት ትኩረትና ውዴታ የራሳችሁ ብቻ ታደርጋላችሁ። ከዚህ በኋላ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾

ከታጥያታችሁ በመመለስ መልካም ሰዎች ትሆናለችሁ።

10. ከእነሱ አንድ ተናጋሪ «የሱፍን አትግደሉ ግን በጉድጓድ አዘቅት ጨለማ ውስጥ ጣሉት፤ ከተጓዥዎች አንዱ ያነሳዋልና። ሠሪዎች ብትኾኑ (በዚህ ተብቃቁ) አላቸው።
قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ الْحَبِيبِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾

11. አሉም: «አባታችን ሆይ! በየሱፍ ጉዳይ እኛ ለእርሱ ቅን አሳቢዎች ሁነን ሳለ ለምን አታምነንም?
قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَنصِحُونَ ﴿١١﴾

12. «እስቲ ይዝናና ይጫወት ዘንድ ነገ ከእኛ ጋር አብረህ ላከው። እኛም ለእርሱ ጠባቂዎች ነን።»
أَرْسَلَهُ مَعَنَا عَدَا يَزْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾

13. አባቱም «እርሱን መውሰዳችሁ ያሳዝነኛል። ዘንግታችሁት ተኩላ እንዳይበላጩም እፈራለሁ።»
قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّبَابُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾

14. እነርሱም «እኛ እንዲህ ጭፍሮች ሆነን ተኩላ ከበላውማ ከሳሪዎቹ እኛ ነን።» አሉ።
قَالُوا لَئِن لَّا أَكَلَهُ الذِّبَابُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخٰسِرُونَ ﴿١٤﴾

15. እርሱንም ወስደውት በጉድጓድ ወለል ላይ ሊጥሉት በወሰኑ ጊዜ «እነርሱ ሳያውቁ ይህን ጸዮቹ ተግባራቸውን ወደ ፊት ትነግራቸዋለህ» የሚል መልዕክት ላክንለት።
فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْحَبِيبِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

16. አባታቸውንም በምሽት እያለቀሱ መጡት።
وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾

17. «አባታችን ሆይ! እኛ ለሩጫና ለውርወራ ልንሸቀዳደም ሄድን። የሱፍንም እቃችን ዘንድ ተውነው። ወዲያውም ተኩላ በላው። አንተም እውነተኛች ብንሆንም የምታምነን አይደለህም።»
قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّبَابُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِينَ ﴿١٧﴾

18. በቀሚሱም ላይ የውሸትን ደም አመጡ። አባታቸውም: «ይህ ትክክል አይደለም። ይልቁን ነፍሳቻችሁ ውሸት ነገርን ለናንተ ሸለሙላችሁ። ስለዚህ መልካም ትዕግስት ማድረግ አለብኝ። በምትሉትም ነገር ላይ መታገዣው አላህ ብቻ ነው።»
وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرًا جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

19. መንገደኞችም መጡ። ውሃ ቀጂያቸውንም ላኩ። አኮሌውንም ወደ ጉድጎዱ ሰደደ። የምስራቸውን «ይህ ልጅ ነው።» አለ። ሸቀጥ አድርገውም ደበቁት። አላህ የሚሠሩትን ሁሉ አዋቂ ነው።
وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَعَّةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

20. በርካሽ ዋጋና በሚቆጠሩ ዲርሃሞች ሸጡት። وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

በእርሱም ላይ ከቸልተኞቹ ነበሩ።

21. ያም ከምስር የገዛው ሰው ለሚስቱ «ይህ ልጅ መኖሪያውን አክብረ ሊጠቅመን ወይም ልጅ አድርገን ልንይዘው ይከጅላልና።» አላት። ልክ እንደዚህ ለዩሱፍ ገዥ ልናደርገውና የሕልሞችንም ፍቶ ልናስተምረው በምድር ላይ አስመቸነው። አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ አሸናፊ ነው። ግን አብዛኞቹ ሰዎች ይህን አያውቁም።

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَادًّا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

22. ጥንካሬውንም በደረሰ ጊዜ ጥበብንና ዕውቀትን ሰጠው። ልክ እንደዚህም መልካም ሠሪዎችን ሁሉ እንመነዳለን።

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

23. ያችም እርሱ በቤትዋ የነበረባት ሴት ከነፍሱ አባባለችው። ደጃደቹንም ዘጋችና «ይኸው ላንተ ተዘጋጃቸልሃለሁና ቶሎ በል» አላችው። እሱም «ከዚህ ጸያፍ ተግባር በአላህ እጠበቃለሁ። እርሱ የገዘኝ ጌታዬ ኑሮዬን ያሳመረልኝ ነውና አልከዳዉም። እነሆ በደለኞች ሁሉ አይድኑምና» አላት።

وَرَوَدَتْهُ الْمَتَىٰ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتْ الْأُبُوبَ وَقَالَتْ لَيْكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

24. በእርሱም በእርግጥ አሰባች። በእርሷም አሰበ ። የጌታውን ማስረጃ ባላዬ ኖሮ (በእርሷም ባሰበ ነበር) ። ልክ እንደዚህ መጥፎ ነገርንና ኃጢአትን ከእርሱ ላይ ልንመልስለት አስረጃችንን አሳየነው ። እርሱ ከተጠበቁት ባሮቻችን አንዱ ነውና ።

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَجَا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

25. እርሱና እርሷ በሩን ተሸቀዳደሙና ቀሚሱን ከኋላው ቀደደችው። ባለቤትዋን እበሩ አጠገብ አገኙት። እርሷም ቀደም ብላ «በባለቤትህ መጥፎን ያሰበ ሰው ቅጣቱ መታሰር ወይም አሳማሚ ስቃይ እንጂ ሌላ አይደለም።» አላችው።

وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيْمَا سَيْدَهَا لَمَّا الْبَابُ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

26. ዩሱፍም «እርሷ ናት ከነፍሴ ያባባለችኝ።» አለ። ከቤተሰቦቿም አንድ መስካሪ (እንዲህ) መሰከረ። «ቀሚሱ ከበስተፊት ተቀዶ ከሆነ እርሷ እውነት ተናገረች። እርሱ ከውሸታሞቹ አንዱ ነው።

قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾

27. «ቀሚሱም ከበስተኋላው ተቀዶ እንደሆነ ዋሸች። እርሱም ከእውነተኞቹ ነው።»

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾

28. ቀሚሱንም ከበስተኋላ ተቀዶ ባዩ ጊዜ አለ። «እርሱ የተናገረኸው ከተንኮላችሁ ነው። የእንናንተ የሴቶች ተንኮል በእርግጥ ብርቱ ነው።

لَمَّا رَجَا قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

29. «ዩሱፍ ሆይ! አንተም ከዚህ ወሬ ተከልከል። አንቺም ለታጢአትሽ ማርታን ለምኝ። አንቺ ከስሕተተኞቹ ሆነሻልና።» አለ።

يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾

30. በከተማው ያሉ ሴቶችም «የዐዚዝ ሚስት ሰራተኛዋን ከነፍሱ ታባብለዋለች። በእውነቱ ፍቅሩ ልቧን መቷታል። እኛ በግልጽ ስሕተት ውስጥ ሆና በእርግጥ እናያታለን።» አሉ።

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

31. እርሷም ሐሜታቸውን በሰማች ጊዜ ወደነሱ ላከችባቸው። ግብዣንም ለእነርሱ አዘጋጀችላቸው። ለያንዳንዳቸውም ቢላዋን ሰጠችና «በእነርሱም ላይ ውጣ።» አለችው። እነርሱም በተመለከቱት ጊዜ በጣም አደነቁት። እጆቻቸውንም ቆረጡ። «ለአላህ ጥራት ይገባው። ይህ ሰው አይደለም። ይህ የተከበረ መልአክ እንጂ ሌላ አይደለም።» አሉ።

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِنًا وَهَاتَتْ كُلَّ وَجْهٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتْ أُخْرِجْ عَلَيْنَّ فُلْمًا رَّابِنَهُ أَكْثَرَنَّهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾

32. በዚህ ጊዜ «ይህ እኮ ነው ያ በእርሱ ፍቅር ያማችሁኝ ሰው። በእርግጥም ከነፍሱ አባባልኩት ግና እርሱ እንቢ አለ። ወደፊትም የማዘውን ነገር ባይሠራ በእርግጥ ይታሰራል ከወራዶቹም ይሆናል።» አለች።

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنِ نَفْسِهِ فَوَسَّعَصَمَّ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَليَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٣٢﴾

33. «ጌታዬ ሆይ! ወደ እርሱ ከሚጠሩኝ ነገር (ከዝሙት) ይልቅ መታሰር ለእኔ የተወደደ ነው። ተንኮላቸውንም ከእኔ ላይ ባትመልስልኝ ወደ እነርሱ እዘነበላለሁ። ከስሕተተኞቹም እሆናለሁ።» አለ።

قَالَ رَبِّ الْمَسْجِنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾

34. ጌታወም ጸሎቱን ተቀበለው፤ ተንኮላቸውንም ከእርሱ መለሰላት። እነሆ እርሱ ሁሉን ሰሚና ሁሉን አዋቂ ነውና።

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾

35. ከዚያም ማስረጃዎቻን ካዩ በኋላ እስከ ጊዜ ድረስ እንዲያሰሩት ለእነርሱ ታያቸው።

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾

36. ከእሱም ጋር ሁለት ወጣቶች እስር ቤቱ ገቡ። አንደኛቸው «እኔ በሕልሜ የወይን ጠጅን ሰጠምቅ አየሁ።» አለ። ሌላው ደግሞ «እኔ በራሴ ላይ ቁጣን ተሸክሜ ከእሱ በራሪ አዋራ ስትበላ አየሁ ፍቸውን ንገረን እኛ ከአሳማሪዎች ሁነህ እናይሃለንና።» አሉት።

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الظَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا يَا تَأْوِيلُ إِنَّا نَنرَكُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

37. ዩሱፍም አለ። «ማንኛውም የምትሰጡት ምግብ ለእናንተ ከመምጣቱ በፊት ፍቸውን የምነግራችሁ ቢሆን እንጂ አይመጣላችሁም። ይህ ጉዳይ ጌታዬ ካሳወቀኝ ነገር ነው። እኔም በአላህ የማያምኑትንና

قَالَ لَا يَا تَيْكَمَا طَعَامٌ تُرَزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمْ يَا تَيْكَمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٧٧
የሚሰማቸውን ትቻለሁ።

77

38. «የአባቶቼንም የኢብራሂምን፤ የኢስሐቅንና የያዕቁብን ሃይማኖት ተከትያለሁ። ለእኛ በአለህ ምንንም ማጋራት አይገባንም። ያ አለማጋራት በእኛ ላይና በሰዎች ላይ የአለህ ችሮታ ነው። ግን አብዛኞቹ ሰዎች አያመሰግኑም።»

78

39. «የእስር ቤት ዳይጆቹ ሆይ! የተለያዩ አምላካት ይሻላሉን ወይስ አሸናፊውና አንዱ አለህ?»

40. «ከእርሱ ሌላ እናንተና አባቶቻችሁ አማልክት ብላችሁ የጠራችኋቸውን ስሞች እንጂ አትገዙም። አለህ በእርሷ ምንም አስረጂ አለውረደም። ፍርዱ የአለህ እንጂ ሌላ አይደለም። እርሱን እንጂ ሌላን እንዳትገዙም አዟል። ይህ ትክክለኛው ሃይማኖት ነው። ግን አብዛኞቹ ሰዎች አያውቁም።»

41. «የእስር ቤት ዳይጆቹ ሆይ! አንደኛችሁማ ንጉሡን ጠጅ ያጠጣል። ሌላውም ይሰቀላል። ከራሱም በራሪ አሞራ ትበላለች። ያ ፍቼን የምትጠይቁት ነገር ተፈጸመ።» አላቸው።

42. ለዚያም ከሁለቱ እርሱ የሚድን መሆኑን ለተጠራጠረው እንታህ ዘንድ አስታውሰኝ አለው። ጌታውንም ከማስታወስ ሰይጣን አስረሳው። ለጥቂት ዓመታትም በወህኒ ቤቱ ውስጥ ቆየ።

43. ንጉሡም «እኔ ሰባት የሰቡ ላሞችን ሰባት የከሱ ላሞች ሲበሉዋቸው፤ ሰባት ለምለም ዘለላዎችም ሌሎች ሰባት ደረቆችን ስብርብር ሲያደርጉ በሕልሜ አየሁ። እናንተ ታላላቅ ሰዎች ሆይ! ሕልም መፍታት የምታውቁ ከሆናችሁ ሕልሜን ፍቱልኝ።» አላቸው።

44. «ሕልሞችህ ቅዠቶች ናቸው። እኛም የሕልሞችን ፍቻ አዋቂዎች አይደለንም።» አሉት።

45. ያም ከሁለቱ መካከል የዳነውና ከብዙ ጊዜ በኋላ ዩሱፍን ያስታወሰው ሰው «እኔ ፍቼን እነግራችኋለሁና ላኩኝ።» አለ።

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَالْكَافِرِينَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

يَصْصِحِي السِّجْنَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَوَالِدَاكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ أَحْكَمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

يَصْصِحِي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيَسْقَى رَبَّهُ حَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ فَضِي الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُتَبَلَاتٍ خُضِرَ وَأَخْرَبَ يَاسِبَتُّ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونًا فِي رُءُوسِهِ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَلِيمِينَ

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ

46. «አንተ እውነተኛው ዩሱፍ ሆይ! ሰባትን የሰቡ ለሞቶ ሰባት ከሲታዎች ለሞቶ ሲበሏቸው፤ ሰባትን ለምለም ዘለላዎችም ሌሎች ሰባት ደረቆች በእነርሱ ላይ ስብርብርብ ሲያደርጉ ያየን ሰው ሕልም ፍች እስቲ ተችልን። ያውቁ ዘንድ ወደ ሰዎቹ ልመለስ እከጅላለሁና።» አለው።

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعٍ سُتُودَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلَّ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

47. እርሱም አለ: «ሰባትን የተከታተሉ ዓመታት ትዘራላችሁ ያጨዳችሁትንም ሁሉ ከምትበሉት ጥቂት በስተቀር በዘለላው ውስጥ ተውት።

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُتُودٍ ۚ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

48. «ከዚያም ከነዚያ በኋላ ካደለባችሁት ጥቂት ሲቀር ለእነርሱ ያደለባችሁትን ሁሉ የሚበሉ ሰባት የችግር ዓመታት ይመጣሉ።

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْتَسِنُونَ ﴿٤٨﴾

49. «ከዚያ ከእነዚያ በኋላ ሰዎቹ በእርሱ ዝናብ የሚያገኙበትና በእርሱም ወይንን የሚጨምቁበት ዓመት ይመጣል።»

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَيُفِيهِ يُعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

50. ንጉሡም «እርሱን አምጡልኝ።» አለ። መልእክተኛውም ወደ ዩሱፍ በመጣ ጊዜ ዩሱፍ: «ወደ ጌታህ ተመለስና የእነዚያን እጆቻቸውን የቆረጡትን ሴቶች ሁኔታ ጠይቀው ጌታዬ ተንኮላቸውን አዋቂ ነውና።» አለው።

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ فَمَا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَأْسَ اللَّيْسَةِ ۗ أَلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

51. ንጉሡም «ዩሱፍን ከነፍሱ ባባባላችሁት ጊዜ ነገራችሁ ምንድን ነው?» አላቸው። «ለአላህ ጥራት ይገባው በእርሱ ላይ ምንም መጥፎን ነገር አላወቅንም (አላየንም)።» አሉት። የዐዚዝ ሚስትም አላች: «አሁን እውነቱ ተገለጸ እኔ አባባልኩት እርሱም ከእውነተኞቹ ነው።

قَالَ مَا خَطْبُكَ إِنَّ رَوَدَّتْنِ يُوسُفَ عَن نَّفْسِي ۖ فُلْنِ حَسَنٌ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۗ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّعْنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِي ۖ وَإِنَّهُ لَبِنَ الصِّدِّيقِ ﴿٥١﴾

52. «ይህ ጌታዬ ሩቅ ሆኖ ሳለ ያልከዳሁት መሆኔንና አላህም የከዳተኞችን ተንኮል የማያቃና መሆኑን እንዲያውቅ ነው።»

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾

53. «ነፍሱንም ከስሕተት አላጠራም። ነፍስ ሁሉ ጌታዬ ያዘነላት (የጠበቃት) ካልሆነች በስተቀር በመጥፎ ነገር በእርግጥ አዛዥ ናትና። ጌታዬ በጣም መሐረና አዛኝ ነው።»

* وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۗ إِلَّا مَا رَجِمْتُ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

54. ንጉሡም «እርሱን አምጡልኝ ለራሴ የግሌ አደርገዋለሁና።» አለ። ባናገረውም ጊዜ «አንተ ዛሬ እኛ ዘንድ ባለሚልና ታማኝ ነህ።» አለው።

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ ۚ اسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ﴿٥٤﴾

55. «በምድር ግምጃ ቤቶች ላይ ሹም አድርገኝ እኔ ጠባቂ አዋቂ ነኝና።» አለ። قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

56. እንደዚሁም ለዩሱፍ በምድር ላይ ከእርሷ በፈለገው ስፍራ የሚሰፍር ሲሆን አስመቸነው። በቸድታችን የምንሻውን ሰው እንለያለን። የበጎ ሠሪዎችንም ዋጋ አናጠፋም። وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُ مَنَّمَا حَيْثُ يَشَاءُ نُنْصِبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

57. የመጨረሻይቱም ዓለም ምንዳ ለእነዚያ ላመኑትና ይጠነቀቁ ለነበሩት የበለጠ ነው። وَلَا جُزْءَ الْأَاجِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

58. የዩሱፍ ወንድሞቻቸው መጡ በእርሱም ላይ ገቡ። እነርሱም እርሱን የሳቱት ሲሆኑ አወቃቸው። وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٨﴾

59. ጉዳዮቸውን ፈጽሞ ስንቃቸውንም ባዘጋጀላቸው ጊዜ አለ። «ከአባታችሁ በኩል የሆነውን ወንድማችሁን አምጡልኝ እኔ ከአስተናጋጆች ሁሉ በላጭ ስሆን ስፍርን የምሞላ መሆኔን አታዩምን? وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ قَالَ أَئْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُنْفِئُ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾

60. «እርሱንም ባታመጡልኝ። እኔ ዘንድ ለእናንተ ስፍር የላችሁም። አትቀርቡኝምም።» አለ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِي ﴿٦٠﴾

61. «ስለ እርሱ አባቱን በጥብቅ እንጠይቃለን፤ እኛም ይህንን በእርግጥ ሰሪዎች ነን።» አሉት። قَالُوا سُرُودٌ عِنْدَ آبَاءِ وَإِنَّا لَلْقَالُونَ ﴿٦١﴾

62. ለአሽከሮቹም፡- «ወደ ቤተሰቦቻቸው በተመለሱ ጊዜ ሸቀጣቸውን (ገንዘባቸውን) ያውቋት ዘንድ በየጓዘቻቸው ውስጥ አድርጉላቸው ሊመለሱ ይከጀላልና።» አላቸው። وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَعْتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

63. ወደ አባታቸውም በተመለሱ ጊዜ፡- «አባታችን ሆይ! (ወንድማችንን እስከምንወስድ) ስፍር ከኛ ተከልክሏል። ስለዚህ ወንድማችንን ከእኛ ጋር ላከው፤ ይሰፈርልናልና እኛም ለእርሱ ጠባቂዎች ነን።» አሉ። فَلَمَّا رَجِعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَ نَحْنَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾

64. «ከአሁን በፊት በወንድሙ ላይ እንዳምንኳችሁ እንጂ በእርሱ ላይ አምናችኋለሁን? አላህም በጠባቂነት ከሁሉ የበለጠ ነው። እርሱም ከአዛኞች ሁሉ ይበልጥ አዛኝ ነው።» አላቸው። قَالَ هَلْ ءَامَنْتُمْ عَلَيَّ إِلَّا كَمَا ءَامَنْتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾

65. እቃቸውንም በከፈቱ ጊዜ ሸቀጣቸውን ወደ እነርሱ ተመልሶ አገኙት። «አባታችን ሆይ! ምን እንፈልጋለን? ይህች ሸቀጣችን ናት ወደ እኛ ተመልሳልናላች እንረዳባታለን። ለቤተሰቦቻችንም እንሸምታለን። ወንድማችንንም እንጠብቃለን። የአንድ ግመልን ጭነትም እንጨምራለን። ይህ በንጉሱ ላይ ቀላል ስፍር ነው።» አሉ። وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعْتَهُمْ زُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبُغِي هَذِهِ بِضَعْتَنَا زُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾

66. «ካልተከበባችሁ በስተቀር እርሱን በእርግጥ የምታመጡልኝ ለመሆናችሁ ከአላህ የሆነን ቃልኪዳን (መተማመኛ) እስከምትሰጡኝ ድረስ ከናንተ ጋር ፈጽሞ አልከዉም።» አላቸው። መተማመኛቸውንም በሰጡ ጊዜ «አላህ በምንለው ሁሉ ላይ ዋስ ነው።» አላቸው።

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ۖ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

67. አለም:- «ልጆቼ ሆይ! በአንድ በር አትግቡ። ግን በተለያዩ በሮች ግቡ። ከአላህም ፍርድ በምንም አልጠቅማችሁም (አልመልስላችሁም)። ፍርዱ የአላህ እንጂ የሌላ አይደለም። በእርሱ ላይ ብቻ ተመካህ። ተመኪዎችም ሁሉ በእርሱ ላይ ብቻ ይመኩ።»

وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

68. አባታቸው ካዘዘቸው ስፍራ በገቡ ጊዜ ከአላህ ፍርድ ምንም ነገር ከእነርሱ የሚከለክልላቸው አልነበረም። ግን በየዐቁብ ነፍስ ውስጥ የነበረች ጉዳይ ናት። ፈጽማት። እርሱም ስላሳወቅነው የእውቀት ባለቤት ነው። ግን አብዛኞቹ ሰዎች አያውቁም።

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۗ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدُوُّ عَلِيمٍ ۗ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

69. በዩሱፍ ላይ በገቡ ጊዜም ወንድሙን ወደ እርሱ አስጠጋውና «እነሆ እኔ ወንድምህ ነኝ። ይሰሩት በነበሩትም ሁሉ አትበሳጭ።» አለው።

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

70. እቃቸውን ባዘጋጀላቸው ጊዜ ዋንጫይቱን በወንድሙ እቃ ውስጥ አደረገና ከዚያ «እናንተ ባለ ግመሎች ሆይ! እናንተ በእርግጥ ሌቦች ናችሁ።» ሲል ጠሪ ተጣራ።

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَيْهَا الْعَبِيرُ ۗ إِنَّكُمْ لَسَرِيفُونَ ﴿٧٠﴾

71. ወደ እነርሱ ዘረዉም: «ምንድን ጠፋችሁ?» አሉ።

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾

72. «የንጉሱ መስፈሪያ ጠፍቶናል እርሱንም ለመጣ ሰው የአንድ ግመል ጭነት አለው። እኔም በእርሱ ተያኸኝ ነኝ።» አለ።

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعِ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ ۗ جَمَلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

73. «በአላህ እንምላለን! በምድር ላይ ለማጥፋት እንዳልመጣን በእርግጥ አውቃችኋል ሌቦችም አልነበረንም።» አሉ።

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِيقِينَ ﴿٧٣﴾

74. «ውሽታሞች ብትሆኑስ ቅጣቱ ምንድን ነው?» አሏቸው።

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ ۗ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾

75. «ቅጣቱ በየዐቁብ ሕግ እቃው በጓዙ ውስጥ የተገኘበት ሰው ራሱ ባሪያ ተደርጎ መውሰድ ነው።

قَالُوا جَزَاؤُهُ ۗ كَذَلِكَ نُجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾

እርሱም ቅጣቱ ነው። ልክ እንደዚሁ በደለኞችን እንቀጣለን።» አሉ።

76. ምርመራውን ከወንድሙ እቃ በፊትም በእቃዎቻቸው ጀመረ። ከዚያ ዋንጫይቱን ከወንድሙ እቃ ውስጥ አወጣት። ልክ እንደዚሁ ለዩሱፍ ብልሃትን አስተማረው። አላህ ባልሻ ኖሮ በንጉሱ ሕግ ወንድሙን ሊይዝ አይገባዉም ነበር። የምንሻውን ሰው በደረጃዎች ከፍ እናደርጋለን። ከእውቀት ባለቤቶች ሁሉ በላይም አዋቂ አለ።

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

77. «እርሱ ቢሰርቅ ከአሁን በፊት የእርሱው ወንድም በእርግጥ ሰርቋል።» አሉ። ዩሱፍም ይህችን (አስቀደሚ ንግግር) በነፍሱ ውስጥ ደበቃት። ለእነርሱም አልገለጣትም። በልቡ «እናንተ ሥራችሁ የከፋ ነው። አላህ የምትሉትን ሁሉ ይበልጥ አዋቂ ነው።» አለ።

* قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلٍ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَّانَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾

78. «አንተ የተከበርከው ሆይ! ለእርሱ በእርግጥ ታላቅ ሽማግሌ አባት አለው። ስለዚህ በእርሱ ስፍራ አንደኛችንን ያዝ። እኛ ከመልካም ሠሪዎች ሆነህ እናይሃለንና።» አሉት።

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

79. «ዕቃችንን እርሱ ዘንድ ያገኘንበትን ሰው እንጂ ሌላን ከመያዝ በአላህ እንጠበቃለን። እኛ ያን ባደረግን ጊዜ በእርግጥ በዳዮች ነን።» አለ።

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ﴿٧٩﴾

80. ከእርሱም ተስፋን በቆረጡ ጊዜ የሚመካከሩ ሆነው ገለል አሉ። ታላቃቸውም አለ። «አባታችሁ በእናንተ ላይ ከአላህ የሆነን መተማመኛ ቃል ኪዳን በእርግጥ የያዘባችሁ መሆኑንና ከዚህም በፊት በዩሱፍ ላይ ግፍ የሠራችሁትን አታውቁምን? ስለዚህ አባቴ ለእኔ እስከሚፈቅድልኝ ወይም አላህ ለእኔ እስከሚፈረድልኝ ድረስ የምስርን (የግብጽን) ምድር አልለይም። እርሱ ከፈራጆች ሁሉ በላይ ነው።»

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمَنْ قَبْلَ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾

81. «ወደ አባታችሁ ተመለሱ። በሉትም፡ «አባታችን ሆይ ልጅህ ሰረቀ፤ ባወቅነዉም ነገር እንጂ አልመሰከርንም። ሩቁንም ነገር ምስጢሩን አዋቂዎች አልነበርንም።»

أَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾

82. «ያችንም በውስጡ የነበርንባትን ከተማ ያችንም በውስጡ የመጣነውን ባለ ግመል ዳድ ጠይቅ እኛም በእርግጥ እውነተኞች ነን።»

وَسَكَتَ الْقَرِيْبَةُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرِ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٢﴾

83. ያዕቂብም፡- «አይደለም፡፡ ነፍሶቻችሁ አንዳች ነገርን ለእናንተ ሸለሙላቸሁና ሠራችሁት እንጂ፡፡ እናም መልካም ትዕግስት ማድረግ አለብኝ፡፡ እነርሱን ሁሉንም የተሰበሰቡ ሆነው አላህ ሊያመጣልኝ ይከጀላል፡፡ እነሆ እርሱ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነውና፡፡» አላቸው፡፡

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرًا جَمِيلًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

84. ከነርሱም ዘር አለና፡- «በዩሱፍ ላይ ዋ ሐዘኔ!» አለ፡፡ ዓይኖቹም ከሐዘን የተነሳ ነጡ፡፡ እርሱም በትከካይ የተሞላ ነው፡፡

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَقْفَىٰ عَلَىٰ يُونُسَ وَأَنْبِضْ عَيْنَاهُ مِنَ الْخُرْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾

85. እነርሱም፡- «በአላህ እንምላለን! ለጥፋት የቀረብክ እስከምትሆን ወይም ከጠፊዎቹ እስከምትሆን ድረስ ዩሱፍን ከማውሳት አትወገድም፡፡» አሉ፡፡

قَالُوا تَأَلَّوْا لِلَّهِ تَفْتُونَ تَذَكَّرْ يُونُسَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾

86. «ጭንቀቴንና ሐዘኔን የማሰሙተው ወደ አላህ ብቻ ነው፡፡ ከአላህ በኩል የማታውቁትን ነገር እኔ አውቃለሁና፡፡» አላቸው፡፡

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُرْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

87. «ልጆቼ ሆይ! ሂዱ ከዩሱፍና ከወንድሙም ወሬ ተመራመሩ፡፡ ከአላህም እዝነት ተስፋ አትቋረጡ፡፡ እነሆ ከአላህ እዝነት ከሐዲያን ህዝቦች እንጂ ማንም ተስፋ አይቆርጥም፡፡» አለ፡፡

يَبَنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُونُسَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْبَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

88. በእርሱም ላይ በገቡ ጊዜ፡ «አንተ የተከበርከው ሆይ! እኛንም ቤተሰቦቻችንንም ጉዳት ደረሰብን፡፡ እርካሽ ሸቀጥም ይዘን መጥተናል፡፡ ስፍርንም ለእኛ ሙላልን፡፡ በእኛም ላይ መጽውት፡፡ አላህ መጽዋችንን ይመነዳልና፡፡» አሉት፡፡

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَيْنَا الضُّرَّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

89. «እናንተ የማታውቁ በነበራችሁ ጊዜ በዩሱፍና በወንድሙ ላይ የሠራችሁትን ግፍ አወቃችሁን?» አላቸው፡፡

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُونُسَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾

90. «አንተ በእርግጥ አንተ ዩሱፍ ነህን?» አሉት፡፡ «አዎ እኔ በትክክል ዩሱፍ ነኝ፡፡ ይህም ወንድሜ ነው፡፡ አላህ በእኛ ላይ በእርግጥ ለገሰልን፡፡ እነሆ የሚጠነቀቅና የሚታገስ ሰው አላህ ይክሰዋል፡፡ አላህ የበጎ አድራጊዎችን ዋጋ አያጠፋምና፡፡» አለ፡፡

قَالُوا أَمْ آءَاكَ لَأَنْتَ يُونُسَ قَالَ أَنَا يُونُسَ وَهَذَا أَحِيٌّ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

91. «በአላህ እንምላለን! አላህ በእኛ ላይ በእርግጥ አበለጠህ፤ እኛም በእርግጥ አጥፊዎች ነበርን፡፡» አሉ፡፡

قَالُوا تَأَلَّوْا لِلَّهِ لَقَدْ ءَاتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيئِينَ ﴿٩١﴾

92. እርሱም አላቸው፡ «ዘሬ በእናንተ ላይ ምንም ወቀሳ የለባችሁም፡፡ አላህ ለእናንተ ይምራል፡፡ እርሱም ከአዛኞች ሁሉ ይበልጥ አዛኝ ነውና፡፡»

قَالَ لَا تَرْبِبْ عَلَيْنَا يَوْمَ يَعْبُرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٩٢﴾

93. «ይህንን ቀሚሴን ይዛችሁ ሂዱ። በአባቴ ፊትም ጣሉት። የሚያይ ሆኖ ይመጣልና። ሴተሰባቻችሁንም በሙሉ ሰብስባችሁ አምጡልኝ።» አላቸው።

أَذْهَبُوا بِيَمِينِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

94. ግመል ጫኞችም ከግብጽ በወጡ ጊዜ አባታቸው «እኔ የዩሱፍን ሽታ በእርግጥ አገኛለሁ። ባታጭሉኝ ኖሮ ታምኑኝ ነበር።» አለ።

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَلَّا نُفْتَدُونَ ﴿١٤﴾

95. «በአላህ እንምላለን! አንተ በእርግጥ እስካሁንም በዚያው በቀድሞው ስህተትህ ውስጥ ነህ።» አሉት።

قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿١٥﴾

96. አብሳሪውም በመጣ ጊዜ ቀሚሱን በፊቱ ላይ ጣለው፤ ወዲያውም የሚያይ ሆነ። «እኔ ለእናንተ ከአላህ በኩል የማታውቁትን አውቃለሁ አላልኳችሁም ነበርን?» አላቸው።

فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

97. «አባታችን ሆይ! ለኃጢአቶቻችን ምሕረትን ለምንልን? እኛ ጥፋተኞች ነበርንና።» አሉ።

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿١٧﴾

98. «ወደ ፊት ለእናንተ ጌታዬን ምሕረትን እለምንላችኋለሁ። እነሆ እርሱ መሓሪ አዛኝ ነውና።» አላቸው።

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٨﴾

99. በዩሱፍ ላይም በገቡ ጊዜ ወላጆቹን ወደ እርሱ አስጠጋቸው፤ «በአላህም ፈቃድ ጥብቆች ስትሆኑ ሚስርን (ግብጽ) ግቡ።» አላቸው።

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوِيهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿١٩﴾

100. ወላጆቹንም በዙፋኑ ላይ አወጣቸው ለርሱም ሰጋጆች ሆነው ወረዱለት። «አባቴም ሆይ! ይህ ፊት ያየኋት ሕልሜ ፍቶ ነው። ጌታዬ በእርግጥ እውነት አደረጋት። ከወህኒ ሴትም ባወጣኝና ሰይጣንም በእኔና በወንድሞቼ መካከል ካበላሸ በኋላ እናንተን ከገጠር ባመጣችሁ ጊዜ በእርግጥ ለእኔ መልካም ዋለልኝ። ጌታዬ ለሚሻው ነገር እዝነቱ ረቂቅ ነው። እነሆ እርሱ አዋቂውና ጥበበኛው ነው።» አለ።

وَرَفَعَ أَبَوِيهِ عَلَىٰ الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا لِرَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَّغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢٠﴾

101. «ጌታዬ ሆይ! ከንግስና በእርግጥ ሰጠኸኝ። ከህልሞችም ፍቶ አስተማርከኝ። የሰማያትና የምድር ፈጣሪ ሆይ! አንተ በቅርቢቱና በመጨረሻይቱ ዓለም ረዳቱ ነህ። ሙስሊም ሆኜ ግደለኝ። ወደ መልካም ሰሪዎችም አስጠጋኝ።» አለ።

* رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٢١﴾

102. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህ ወደ አንተ የምናወርደው ሲሆን ከሩቅ ወሬዎች ነው። አንተም እነርሱ በዩሱፍ ላይ የሚያሴሩ ሆነው

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿٢٢﴾

ነገራቸውን በቆረጡ ጊዜ እነርሱ ዘንድ አብረህ አልነበርክም።

103. አብዛኛዎቹ ሰዎች ለማመናቸው ብትጓጓም የሚያምኑ አይደሉም። وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

104. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በቁርአን ላይ ምንም ዋጋን አትጠይቃቸውም። እርሱ ለዓለማት ግሳጼ እንጂ ሌላ አይደለም። وَلِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

105. በሰማያትና በምድር ካላቸው ምልክት ብዙይቱ እነርሱ ከእርሷ ዘንጊዎች ሆነው በእርሷ ላይ ያልፋሉ። وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾

106. አብዛኛቸውም እነርሱ አጋሪዎች ሆነው እንጂ በአላህ አያምኑም። وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

107. ከአላህ ቅጣት ሸፋኝ አደጋ የምትመጣቸው ወይም ሰዓቴቱ እነርሱ የማያውቁ ሲሆኑ በድንገት የምትመጣቸው መሆኑን አይፈሩምን? فَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَو تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

108. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ይህ መንገዴ ነው። ወደ አላህ እጠራለሁ። እኔም የተከተለኝ ሰው በግልጽ ማስረጃ ላይ ነን። ጥራትም ለአላህ ብቻ ይገባው። እኔም ከአጋሪዎች አይደለሁም።» በል። قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

109. ካንተ በፊትም ከከተሞች ሰዎች ወደነርሱ ራዕይ የምናወርድላቸው የሆኑን ወንዶችን እንጂ አለክንም። በምድር ላይ አይሄዱምና የእነዚያን ከእነርሱ በፊት የነበሩትን ሰዎች መጨረሻ እንዴት እንደሆነ አይመለከቱምን? የአኪራ ደስታ ለተጠነቀቁት ሰዎች ሁሉ በእርግጥ የተሻለች ናት። አታውቁምን? وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾

110. መልዕክተኞች ተስፋ በቆረጡና እነርሱ በእርግጥ የተዋሹ መሆናቸውን በተጠራጠሩ ጊዜ እርዳታችን መጣላቸው። ከዚያ እኛ የምንፈልገው ሰው እንዲድን ተደረገ። ቅጣታችንም ከአመፀኞቹ ሀዝቦች ላይ አይመለስም። حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَوَلَّتُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرًا مِّنِّي وَمِنْ نَّشَأٍ وَلَا يَرُدُّ بِأُسْنَانٍ عَنِ الْقَوْمِ الْمَجرِمِينَ ﴿١١٠﴾

111. በታሪካቸው ውስጥ ለአዕምሮ ባለቤቶች ሁሉ በእርግጥ መገሰጫ ነበረ። ይህ ቁርአን የሚቀጣጥፍ ወሬ አይደለም። ይልቁንም ያንን በስተፊቱ ያለውን አረጋጋጭ፤ ሁሉን ጉዳዮች ገላጭና ለሚያምኑ ሀዝቦችም ሁሉ መሪ፤ ችሮታ ነው። لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

ሱረቱ አር-ረዕድ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. አሊፍ ፤ላም ፤ሚይም፤ ራ፤ (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚህ አናቅጽ ከመጽሐፉ አናቅጽ ናቸው:: ያም ከጌታህ ወደ አንተ የተወረደው እውነት ነው:: ግን አብዛኛዎቹ ሰዎች አያምኑም::

الْمَر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

2. አላህ ያ ሰማያትን የምታይዎት ቋሚዎች ሳይኖራት በችሎታው ከፍ ያረጋት፤ ከዚያ በዐርሹ ላይ ከፍ ያለ፤ ጸሐይንና ጨረቃንም የገራ ነው:: ሁሉም ለተወሰነ ጊዜ ይሮጣሉ:: ነገሩን ሁሉ ያስተናብራል:: ከጌታችሁ ጋር መገናኘትን ታረጋግጡ ዘንድ ተዓምራትን ይዘረዝራል::

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾

3. እርሱ (አላህ)ያ ምድርን የዘረጋ፤ በእርሷም ውስጥ ተራራዎችንና ወንዞችን ያደረገ:: በውስጧም ከፍሬዎች ሁሉ ሁለት ሁለት ዓይነቶችን ያደረገ ነው:: ሌሊትን በቀን ይሸፍናል:: በዚህም ውስጥ ለሚያስተነትኑ ሀዘቦች ሁሉ ብዙ ምልክቶች አሉ::

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رُجُوجِنَ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

4. በምድርም ውስጥ የተጎራበቱ ቁርጥራጮች አሉ:: የወይኖች አትክልቶችም፤ አዝርዕቶችም መንታዎችና መንታዎች ያልሆኑ ዘንባባዎችም አሉ:: በአንድ ውሃ ሕይወት:: በጣዕም ግን ይለያያሉ ከፊልግም በከፊሉ ላይ በሚበላው ሰብል እናበልጣለን:: በዚህም ውስጥ ለሚያውቁ ሕዝቦች ሁሉ ብዙ ተአምራት አለበት::

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَلُّوْرَاتٌ وَجَنَاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ وَصُنُوفٌ أَعْيُنٌ وَصُنُوفٌ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِصِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

5. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ብትደነቅም አፈር በሆንን ጊዜ እኛ አዲስ ፍጥረት እንሆናለን? ማለታቸው በጣም የሚደንቅ ነው:: እነዚህ እነዚያ ሰዎች ማለት እነዚያ በጌታቸው የካዱት ሰዎች ናቸው:: እነዚህም እንዘዘላዎች በአንገቶቻቸው ላይ ያሉባቸው ናቸው:: እነዚህም የእሳት ጓዶች ናቸው:: እነርሱ በውስጧ ዘውታሪዎች ናቸው::

* وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَوَّأْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَرْبِهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَعْلَىٰ وَإِنْ مَنَعْتَهُمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾

6. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነርሱ በፊት የመሰሎቻቸው ቅጣቶች በእርግጥ ያለፉ ሲሆኑ ከመልካሙ በፊት በመጥፎ ያስቸኩሉሃል! ጌታህም ለሰዎች ሁሉ ከመበደላቸው ጋር በእርግጥ የምሀረት ባለቤት ነው:: ጌታህ በእርግጥ ቅጣተ ብርቱም ነው::

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾

7. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ በአላህ የካዲት ሰዎች «በእርሱ ላይ ከጌታው ተአምር ለምን አልተወረደላትም?» ይላሉ። አንተ አስፈራሪ ብቻ ነህ፤ ለሕዝብም ሁሉ መሪ አለላቸው።

هَادٍ ﴿٧﴾

8. አላህ ሴት ሁሉ የምታረግዘውን ጽንሰ ሁሉ ጠንቅቆ ያውቃል። ማሕጸኖች የሚያገድሉትንም ሆነ የሚጨምሩትን ያውቃል። ነገሩ ሁሉ እርሱ ዘንድ በልክ የተወሰነ ነውና።

بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

9. ሩቁንና ቅርቡን አዋቂ የሆነ ታላቅና የላቀ ጌታ ነው።

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالْمُنْهَدَةِ الْكَبِيرِ الْمُنْتَعَالِ ﴿٩﴾

10. ከናንተ ውስጥ ቃሉን ዝቅ ያደረገ፤ በእርሱ የጮኸም፤ እርሱ በሌሊት ተደባቂም በቀን ተገልፆ ሂደኛም የሆነ ሁሉ (እርሱ አላህ ዘንድ) እኩል ነው (አላህ ያውቀዋል)።

بِالْتَّهَارِ ﴿١٠﴾

11. ለእርሱ ለሰው በስተፊቱም ከኋላውም በአላህ ትዕዛዝ ከክፉ የሚጠብቁት ተተካኪዎች መላዕክት አሉት። አላህ በሕዝቦች ዘንድ ያለውን (ጾጋ) በነፍሶቻቸው ያለውን (ሁኔታ) እስከሚለውጡ ድረስ አይለውጥም። አላህም በሰዎች ላይ ክፉን በሻ ጊዜ ለእርሱ መመለስ የለውም። ለእነርሱም ከእርሱ ሌላ ምንም ተከላካይ የላቸውም።

لَهُ مَعْجِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

12. እርሱ ያ የምትፈሩና የምትከጅሉም ስትሆኑ ብልጭታን የሚያሳዩት ለከባዶች ደመናዎችንም የሚያስገኝ ነው።

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَلْبَرَّكُمْ حَاقًا وَظَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾

13. ነገድጓድም አላህን በማመስገን ያጠራል። መላዕክትም እርሱን ከመፍራት ያጠሩታል፤ መብረቆችም ይልካል። እነርሱም (ከሐዲያን) በአላህ የሚከራከሩ ሲሆኑ በእርሷ የሚሻውን ሰው ይመታል። እርሱም ሀይለ ብርቱ ነው።

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ حِيْقَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

14. ለእርሱ (አላህ) የእውነት ጥሪ አለው። እነዚያ ከእርሱ ሌላ የሚገዟቸው ጣዖታት ምሳሌው ወደ አፋ ይደርስ ዘንድ ወደ ውሃ መዳፎቹን በሩቅ ሆኖ እንደሚዘረጋና እንደሚይደርስባት ሰው እንጂ ለእነርሱ በምንም አይመልሱላቸውም። እርሱም ወደ አፋ ደራሽ አይደለም። የከሐዲያን ጥሪ በከንቱ ልፋት እንጂ ሌላ አይደለም።

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِيغٍ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾

15. በሰማያትና በምድር ያሉት ሁሉ በዉድም ሆነ በግድ ለአላህ ይሰግዳሉ። ጥላዎቻቸውም በጧቶችና በማታዎች ይሰግዳሉ።¹

⑩

16. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «የሰማያትና የምድር ጌታ ማን ነው?» በላቸው። «አላህ ነው።» በልም። «ለነፍሶቻቸው ጥቅምንም ጉዳትን የማይችሉን ረዳቶች ከእርሱ ሌላ ያዘችሁን?» በላቸው። «እውርና የሚያይ ይስተካከላሉን? ወይስ ጭለማዎችና ብርሃን ይስተካከላሉን? ወይስ ለአላህ እንደ እርሱ አፈጣጠር የፈጠሩን ተጋሪዎች አረጉላትና ፍጥረቱ በእነርሱ ላይ ተመሳሳላባቸውን?» በልም። «አላህ ሁለመናውን ፈጣሪ ነው። እርሱም ብቸኛውና ሁሉን አሸናፊው ነው።» በል።

⑪

17. ከሰማይ ውሃን አወረደ። ሸለቆዎቹም በየመጠናቸው ፈሰሱ። ጎርፉም አስፋሪውን የውሃ አረፋ ተሸከመ። ለጌጥ ወይም ለዕቃ ፍላጎት በእርሱ ላይ እሳት የሚያነዳበትም ማዕድን ብጤው የሆነ ከረፋት አለው። ልክ እንደዚሁ አላህ ለእውነትና ለውሸት ምሳሌን ያደርጋል። የውሃ አረፋውም ግብስ-ብስ ሆኖ ይጠፋል። ለሰዎች የሚጠቅመውም በምድር ላይ ይቆያል። ልክ እንደዚሁ አላህ ምሳሌዎችን ይገልጻል።

⑫

18. ለእነዚያ ለጌታቸው ለታዘዙት ሰዎች መልካም ነገር ገነት አለላቸው። እነዚያም ለእርሱ ያልታዘዙት ለእነርሱ በምድር ያለው ሁሉ ከእርሱም ጋር ብጤው ቢኖራቸው ኖሮ በእርሱ በተባቸበት ነበር። እነዚያ ለእነርሱ ክፉ ምርመራ አለባቸው። መኖሪያቸውም ገሀነም ናት። ፍራሻቸውም ገሀነም ከፋች!

⑬

19. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከጌታህ ወደ አንተ የተወረደው ሁሉ እውነት መሆኑን የሚያውቅ ሰው ልክ እንደዚያ እርሱ እውር እንደ ሆነው ሰው ነውን? የሚገሠዱት የአእምሮ በለቤቶች ብቻ ናቸው።

⑭

20. እነዚያ የአላህን ቃል ኪዳን የሚሞሉ የጠበቀውንም ኪዳን የማያፈርሱ ናቸው።

⑮

¹ እዚህ አንድ ሱጁድ ይደረጋል። የቁርአን ንባብ ሱጁድ (ሱጁዱትላዋህ) ይባላል። በቁርአን ውስጥ 15 ቦታዎች ይገኛል።

21. እነዚያም አላህ እንዲቀጠል በእርሱ ያዘዘውን ነገር የሚቀጥሉ፤ ጌታቸውንም የሚያከብሩ፤ መጥፎንም ቁጥጥር የሚፈሩ ናቸው።

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

22. እነዚያም የጌታቸውን ውዴታ ለመፈለግ የታገሱ ሰላትንም አዘውትረው የሰገዱ ሰዎች እኛ ከሰጠናቸው ሲሳይም በምስጢርም ሆነ በግልጽ የመጸወቱ ክፋውንም በበጎ የሚገፈትሩ ናቸው። እነዚያ ለእነርሱ መጨረሻይቱ ምስጉን አገር አለችላቸው።

وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقُوبَةُ الدَّارِ ﴿٢٢﴾

23. እርሷም የመኖሪያ ገንዳች ናት። ይገቡባታል። ከአባቶቻቸውም ከሚስቶቻቸውም ከዝርያቸውም መልካም የሠራ ሰው ሁሉ ይገባባታል። መላዕክትም በእነርሱ ላይ ከየደጃፍ ሁሉ ይገባሉ።

جَنَّتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ عَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

24. «ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህ ምንዳ በመታገሳችሁ የተሰጣችሁ ነው። የመጨረሻይቱም ሀገር ምን ታምር!» ይሏቸዋል።

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

25. እነዚያ የአላህን ቃል ኪዳን ከጠበቀ በኋላ የሚያፈርሱ፤ አላህም እንዲቀጠል በእርሱ ያዘዘውን ነገር የሚቆርጡ፤ በምድርም ላይ የሚያበላሹ እነዚያ ለእነርሱ እርግጫን አለባቸው። ለእነርሱም መጥፎ ሀገር ገሀም አለላቸው።

وَالَّذِينَ يَبْتُغُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

26. አላህ ለሚሻው ሁሉ ሲሳይን ያሰራል። ለሚሻውም ያጠባል። ከሁዲያን በቅርቢቱም ሕይወት ተደሰቱ። የቅርቢቱም ሕይወት ከመጨረሻይቱ አንጻር ትንሽ መጠቀሚያ እንጂ ምንም አይደለችም።

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ ﴿٢٦﴾

27. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያም በአላህ የካዱት ሰዎች «በእርሱ ላይ ከጌታው ተዓምር ለምን አልተወረደልትም?» ይላሉ። «አላህ የሚሻውን ሰው ያጠማል። የተመለሰንም ሰው ወደ እርሱ ይመራል።» በላቸው።

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ﴿٢٧﴾

28. እነርሱም እነዚያ በአላህ ያመኑ ልቦቻቸውም አላህን በማውሳት የሚረኩ ናቸው። አስተውሉ። አላህን በማውሳት ልቦች ይረካሉ።

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

29. እነዚያ በአላህ ያመኑና መልካም ስራዎችን የሠሩት ለእነርሱ ደግ ኑሮና መልካም መመለሻ አለላቸው።

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَقَابٍ ﴿٢٩﴾

30. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ልክ እንደዚሁ ከበፊት ብዙ ሕዝቦች በእርግጥ ያለፉ ወደ ሆነቸው ሕዝብ እነርሱ በአር-ረሀማን የሚክዱ ሲሆኑ ያንን ወደ

كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَاتَلْتَمُتُوا عَلَيْهِمْ ۗ الَّذِي أَوْحَيْنَا

አንተ ያወረድነውን ቁርአን በእነርሱ ላይ ታነብላቸው ዘንድ ላክንህ። «እርሱ አር-ረሀማን ጌታዬ ነው። ከእርሱ ሌላ ትክክለኛ አምላክ የለም። በእርሱ ላይ ተመካህ። መመለሻዬም ወደ እርሱ ብቻ ነው።» በላቸው።

إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿٣١﴾

31. ቁርአንም በእርሱ ተራራዎች የሚነዱበት፤ ወይም በእርሱ ምድር የሚቆራረጡበት፤ ወይም በእርሱ ሙታን እንዲናገሩ የሚደረጉበት ቢሆን ኖሮ (ይሁው ቁርአን በሆነ ነበር።) በእውነቱ ነገሩ ሁሉ የአላህ ነው። እነዚያ በአላህ ያመኑት ሰዎች እነሆ አላህ በሻ ኖሮ ሰዎችን በመላ በእርግጥ ወደ ቀናው መንገድ ይመራቸው እንደ ነበረ አያውቁም? እነዚያን የካዱት በሥራቸው ምክንያት አጥፊ አደጋ የምታገኛቸው ከመሆን ወይም የአላህ ቀጠሮ እስኪ መጣ በሀገራቸው አቅራቢያ አንተ የምትሰፍርባቸው ከመሆን አይወገዱም። አላህ ቀጠሮውን አያፈርስምና።

وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتُ لَبَلَّ لِلَّهِ الْأَمْرُ حَمِيْعًا أَفَلَمْ يَأْتِسِرَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَلَّهُدَى النَّاسَ حَمِيْعًا وَلَا يُزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا نُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تُخَلِّ قَرِيْبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ اَلْمِيْعَادَ ﴿٣٢﴾

32. ካንተ በፊት የነበሩትም መልዕክተኞች በእርግጥ ተላግጦባቸው ነበር። እናም እእነዚያም ለካዱት ጊዜን ሰጠዳቸው። ከዚያም በቅጣት ያዘኳቸው። ቅጣቱ እንዴት ነበር (ምን ያህል የከፋ ነበር።)

وَلَقَدْ اَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَامَلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا ثُمَّ اَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٣﴾

33. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ነፍስ ሁሉ በሰራቸው ሥራ ላይ ተጠባባቂ የሆነው አላህም እንደዚህ እንዳልሆነው ጣዖት ብጤ ነውን? ለአላህ ተጋሪዎችን አደረገ። «ጥሯቸው። አላህን በምድር ውስጥ የማያውቀው ነገር ኖሮ ትነግሩታላችሁን? ወይስ ከቃል በቀጥታ ቶቶ በሌለው ከንቱ ቃል ተጋሪዎቹ በማለት ትጠሯቸዋላችሁን?» በላቸው። በእውነቱ ለእነዚያ ለካዱት ተንኮላቸው ተሸለሙላቸው። ከእውነቱ መንገድም ታገዱ። አላህ ያጠመመውንም ምንም አቅኚ የለውም።

اَفَمَنْ هُوَ قَارِيْبٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُوْهُمْ اَمْ تُنۢبِئُوْنَهُمْ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْ يَظۢهَرُ مِّنَ الْقَوَلِ بَلۡ زِيۡنٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرَهُمْ وَصُدُوْا عَنِ السَّبِيْلِ وَمَن يُضِلِلۡ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنۡ هَادٍ ﴿٣٤﴾

34. ለእነርሱ በቅርቢቱ ሕይወት ቅጣት አለባቸው። የመጨረሻይቱም ዓለም ቅጣት በጣም የበረታ ነው። ለእነርሱ ከአላህ ቅጣት ምንም ጠባቂ የላቸውም።

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ اَلْآخِرَةِ اَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِن وَّاقٍ ﴿٣٥﴾

35. ዮች ጥንቁቆች የተሰጧት ገነት ምጣኔዎ (ምሳሌዎ) እንደሚነገራችሁ ነው። ከሥርዎ ወንዞች ይፈሰሱ። ምግቧ ሁል ጊዜም የማያቋረጥ ነው። ጥላዋም እንደዚሁ። ይህች ገነት የእነዚያ የተጠነቀቁት መጨረሻ ናት። የከላዲያን መጨረሻ ግን እሳት ናት።

*مَثَلُ الْحَيٰوةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُوْنَ تَجْرٰى مِن تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ اَكۡلُهَا دَآئِمٌ وَظَلۢهَآ تَلٰكُ عَقۢبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَعَقۢبَى الْكٰفِرِيۡنَ اَلۡتَّارُ ﴿٣٦﴾

36. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያም መጽሐፉን የሰጠናቸውን ወደ አንተ በተወረደው

وَالَّذِيْنَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اُنۢزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحۢزَابِ مَن يُنۢكِرُ

ይደሰታሉ። ከአህዛብም ከፊሉን የሚክዱ ሰዎች አሉ። «እኔ የታዘዘኩት አላህን ብቻ እንደገዛና በእርሱም እንዳላጋራ ነው። ወደ እርሱ እጠራለሁ። መመለሻዬም ወደ እርሱ ብቻ ነው።» በላቸው።

بَعْضُهُمْ قُلٌّ إِنَّمَا أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَعَابِدٌ ﴿٣٦﴾

37. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ልክ እንደዚሁ በዐረብኛ የተነገረ ፍትህ ሲሆን አወረድነው። እውቀቱ ከመጣልም በኋላ ዝንባሌዎቻቸውን ብትከተል ከአላህ ቅጣት ወዳጅም ሆነ ጠባቂ ምንም የለህም። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ልክ እንደዚሁ በዐረብኛ የተነገረ ፍትህ ሲሆን አወረድነው። እውቀቱ ከመጣልም በኋላ ዝንባሌዎቻቸውን ብትከተል ከአላህ ቅጣት ወዳጅም ሆነ ጠባቂ ምንም የለህም።

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلِيُنَّبَأَ آتِيَّاتٍ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

38. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ካንተ በፊት ብዙ መልዕክተኞችን በእርግጥ ልከናል። ለእነርሱም ሚስቶችንና ልጆችን አድርገናል። ማንኛውም መልዕክተኛ በአላህ ፈቃድ እንጂ ተዓምር ሊያመጣ አይገባውም። ለየጊዜው ሁሉ ጽሑፍ አለው።

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

39. አላህ የሚፈልገውን ያብሳል። የሚሻውን ያደድቃል። የመጽሐፍ ዋና መሠረትም እርሱ ዘንድ ብቻ ነው።

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾

40. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የዚያን ያስፈራራናቸውን ቅጣት ከፊሉን በሕይወት እያለህ ብናሳይህ መልካም ነው። ወይም ሳናሳይህ ብንገድልህ ወቀሳ የለብህም። ባንተ ላይ ያለብህ መልዕክትህን ማድረስ ብቻ ነው። ምርመራው ግን በእኛ ላይ ነው።

وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾

41. እኛ ምድርን ከጫፎችዋ የምናጎድላት ሆነን የምናመጣባት መሆናችንን አላወቁምን? አላህም ይፈርዳል። ለፍርዱም በይግባኝ ገልባጭ የለውም። እርሱም ምርመራው ፈጣን ነው።

أُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَخْكُمُ لَا مَعْزَابَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

42. እነዚያም ከእነርሱ በፊት የነበሩት ሰዎች መከሩ (አሴሩ)። አዘንግቶም የመያዙ ዘዴ በሙሉ የአላህ ብቻ ነው። አላህ ነፍስ ሁሉ የምትሰራውን ያውቃል። ከሐዲያን የመጨረሻይቱ አገር ለማን እንደምትሆን ወደፊት ያውቃሉ።

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عَقَبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾

43. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «እነዚያም በአላህ የካዱ ሰዎች መልእክተኛ አይደሉም።» ይላሉ። «በእኔና በእናንተ መካከል መስከሪ በአላህና እርሱ ዘንድ የመጽሐፍ እውቀት ባለው ሰው በቃ።» በላቸው።

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

ሱረቱ ኢብራሂም

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. አሊፍ፤ ላም፤ ራ፤ (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህ ቁርአን ሰዎችን በጌታቸው ፈቃድ ከጨለማዎች ወደ ብርሃን አሸናፊ፤ ምስገን ወደ ሆነው ጌታ መንገድ ታወጣ ዘንድ ወደ አንተ ያወረድነው መጽሐፍ ነው::

الرَّ كِتَبٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾

2. ወደ እዚያ በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የእርሱ ብቻ ወደ ሆነው ጌታ ወደ አላህ መንገድ (ታወጣ ዘንድ) :: ለከላዲያን ሁሉ ከብርቱ ቅጣት ወዮላቸው::

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَيُؤْتِي لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ شَدِيدِ ﴿٢﴾

3. እነዚያ የቅርቢቱን ህይወት ከመጨረሻይቱ ህይወት ይበልጥ የሚወዱና ከአላህ መንገድ ሰዎችን የሚያግዱ፤ መጥመጫንም (ደካማ ጎኗን) የሚፈልጓት ናቸው:: እነዚያ በሩቅ ስህተት ውስጥ ናቸው::

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾

4. ከመልዕክተኞች ማንኛውንም ለእነርሱ ያብራራላቸው ዘንድ በወገኖቹ ቋንቋ እንጂ በሌላ አልላክንም:: አላህ የሚፈልገውንም ያጠምማል:: የሚፈልገውንም ያቀናል:: እርሱ ሁሉን አሸናፊውና ጥበበኛው ነው::

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ ۗ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِيَ مَن يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾

5. ሙሳን ወገኖቹን ከጨለማዎች ወደ ብርሃን አውጣ:: የአላህንም ቀናት አስገንዝባቸው በማለት በተዓምራታችን አጠናክረን በእርግጥ ላክነው:: በዚህ ውስጥ በብዙ ታጋሽና በብዙ አመስጋኝ ለሆኑት ሁሉ በእርግጥ ብዙ ተዓምራት አሉበት::

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٥﴾

6. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ሙሳም ለህዝቦቹ «ከፈሪያን ቤተሰቦች መጥፎን ቅጣት የሚያቀምሷቸው፤ ወንዶች ልጆቻችሁን የሚያርዱና ሴቶቻችሁንም የሚተው ሲሆን በአዳናችሁ ጊዜ በእናንተ ላይ የዋለላችሁን የአላህን ጾጋ አስታውሱ:: በዚህችሁ ከጌታችሁ የሆነ ታላቅ ፈተና አለበት::» ባለ ጊዜ የሆነውን አስታውስ::

وَإِذْ قَالَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدَّبُّوْنَ بِأَنْبَاءِكُمْ وَنِسَاءِكُمْ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾

7. ጌታችሁም:- «ብታመሰግኑ በእርግጥ እጩምርላችኋለሁ:: ብትክዱም እቀጣችኋለሁ:: ቅጣቴ በእርግጥ ብርቱ ነው::» በማለት ባስታወቀ ጊዜ (የሆነውን አስታውሱ)::

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

8. ሙሳ:- «እናንተም በምድር ያለውም ሁሉ በመላ ብትክዱ አላህ ተብቃቂና ምስገን ነው።» አለ።
 وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنِي حَمِيدٌ ﴿٨﴾

9. (ሙስሊሞች ሆይ!) የእነዚያ ከእናንተ በፊት የነበሩት የኑህ ህዝቦች፤ የዓድ፣ የሠሙድም የእነዚያም ከእነርሱ በኋላ የነበሩት ከአላህ በስተቀር ሌላ የማያውቃቸው ህዝቦች ወሬ (ታሪክ) አልመጣላችሁም? መልዕክተኞቻቸው በማስረጃዎች መጡላቸውና እጆቻቸውን በቁጭት ሊነክሱ ወደ አፎቻቸው መለሱ: «በተላካችሁበት ነገር ካድን እኛም ወደ እርሱ ከምትጠሩን ነገር አወላዋይ በሆነ ጥርጣሬ ውስጥ ነን።» አሉ።
 أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾

10. መልዕክተኞቻቸው «ከኃጢአቶቻችሁ እንዲሚራችሁ ወደ ተወሰነ ጊዜም ያለ ቅጣት እንዲያቆያችሁ የሚጠራችሁ ሲሆን ሰማያትንና ምድርን ፈጣሪ በሆነው አላህ በመኖሩ ጥርጣሬ አለን?» አሏቸው። ህዝቦቹም: «እናንተ ብጤያችን ሰው እንጂ (ሌላ ፍጡር) አይደላችሁም። አባቶቻችን ይገዙት ከነበሩት ልትከለክሉን ትሻላችሁን? ግልጽን አስረጅኩ ካመጣችሁት ሌላ እስት አምጡልን?» አሉ።
 * قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾

11. መልዕክተኞቻቸውም ለእነርሱ አሉ: «እኛ ብጤያችሁ ሰዎች እንጂ ሌላ አይደለንም። ግን አላህ ከባርቹ መካከል በሚሻው ሰው ላይ ይለግሳል። እኛም በአላህ ፈቃድ እንጂ ማስረጃን ልናመጣላችሁ አይገባንም። በአላህ ላይ ብቻ ምእመናን ይጠጉ (ይመኩ)።»
 قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

12. «መንገዳችንን በእርግጥ የመራን ሲሆን በአላህ ላይ የማንመክበት ምን አለን? በማሰቃየታችሁም ላይ እንታገሳለን። በአላህ ላይ ብቻ ተመኪዎች ሁሉ ይመኩ።» (አሉ)
 وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنْصَبِرَ عَلَىٰ مَا عَادَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾

13. እነዚያ በአላህ የካዱት ለመልእክተኞቻቸው: «ከምድራችን በእርግጥ እናወጣችኋለን ወይም ወደ ሃይማኖታችን ትመለሳላችሁ።» አሉ። ወደ እነርሱም ጌታቸው እንዲህ ሲል ላከ: «(ከሓዲያን) በዳዮችን እናጠፋለን።»
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾

14. «ከእነርሱ በኋላም በምድሪቱ በእርግጥ እናስቀምጣችኋለን። ይህ በፊቱ መቆሙን ለሚፈራሩ ዛቻዬን ለሚፈራ ነው።»
 وَلَنَسُكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾

15. እርዳታንም ከአላህ ፈለጉ፤ ተረዱም። ጩካኝ ሞገደኛ የሆነም ሁሉ አፈረ።

وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾

16. ከስተፊቱ ገሀነም አለበት። እኸኸ ከሆነም ውሃ ይጋታል።

مِنَ وَّرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾

17. ይጎነጩዋል፤ ሊውጡዉም አይቀርብም። ሞትም ከየስፍራው ሁሉ ይመጣበታል። እርሱም የሚሞት አይደለም። ከበስተፊቱም ከባድ ቅጣት አለ።

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

18. የእነዚያ በጌታቸው የካዱት ሰዎች መልካም ሥራዎቻቸው ምሳሌ በነፋሻ ቀን ነፋስ እንደ በረታችበት አመድ ነው። በሠሩት ሥራ በምንም ላይ ሊጠቀሙ አይችሉም። ይህ እርሱ ሩቅ ጥፋት ነው።

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾

19. (የሰው ልጅ ሆይ!) አላህ ሰማያትንና ምድርን በእውነት የፈጠረ መሆኑን አታይምን? ቢሻ ያጠፋችኋል። አዲስ ፍጡርንም ያመጣል።

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾

20. ይህም እናንተን አጥፍቶ አዲስ ፍጡረትን ማምጣት በአላህ ላይ አስቸጋሪ ጉዳይ አይደለም።

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾

21. የተሰበሰቡ ሆነው ለአላህ ይገለጻሉ። ሐሳብ ደካማዎቹም ተከታዮች ለእነዚያ ለከሩት «እኛ ለእናንተ ተከታዮች ነበርን እናንተ ከአላህ ቅጣት ከእኛ ላይ አንዳችን ነገር ተከላከሮች ናችሁን?» ይሏቸዋል። አስከታዮቹም። «አላህ ባቀናን ኖሮ በመራናችሁ ነበር።» ይሏቸዋል። «ብንበሳጭ ወይም ብንታገሥም በእኛ ላይ ሁሉም እኩል ነው። ለእኛ ምንም መጠጊያ የለንም።» ይላሉ።

وَبَرُّوْا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعِفَاتُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُعْتَدُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهَدَيْتَنَا سَوْءَ مَا عَلَيْنَا أَجْرِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنَ مَحِيصٍ ﴿٢١﴾

22. ነገሩም በተፈጸመ ጊዜ ሰይጣን ይላቸዋል። «አላህ እውነተኛውን ቃል ኪዳን ገባላችሁ እኔም ቃል ኪዳንም ገባሁላችሁ። አፈረስኩባችሁም። ለእኔም በእናንተ ላይ ምንም ሥልጣን አልነበረኝም። ግና ጠራኋችሁና ታዘዘችሁኝ። ስለዚህ አትውቀሱኝ ነፍሶቻችሁንም ውቀሱ። እኔ የምረዳችሁ አይደለሁም እናንተም የምትረዱኝ አይደላችሁም። እኔ ከአሁን በፊት ለአላህ ተጋሪ በአደረጋችሁት ነገር ሁሉ ካድኩ በዳዮቹ ሁሉ አሳማሚ ቅጣት አለባቸው።»

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَمْ أَنفَسِكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِيَّيْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

23. እነዚያ በትክክል ያመኑና መልካም ሥራዎችን የሠሩ ሁሉ ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገንዳች በውስጣቸው ዘውታሪዎች ሲሆኑ በጌታቸው ፈቃድ እንዲገቡ ይደረጋሉ። በውስጣቸው መከባበሪያቸው ሰላምታቸው «ሰላም ለእናንተ ይሁን መባባል» ነው።

وَأَدْخِلْ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيُّهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٣﴾

24. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ መልካምን ቃል ሥራ በምድር ውስጥ የተደላደላች ቅርንጫፏም ወደ ሰማይ የረዘመች እንደሆነች መልካም ዛፍ አድርጎ ምሳሌን እንዴት እንደገለጸ አለየህምን?

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾

25. ፍሬዋን (ምግቧን) በጌታዋ ፈቃድ በየጊዜው ትሰጣለች። አላህም ለሰዎች ይገሰጹ ዘንድ ምሳሌዎችን ይገልጻል።

تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

26. የመጥፎ ቃል ምሳሌ ከምድር በላይ የተገረሰሰች ለእርሷ ምንም መደላደል የሌላት እንደ ሆነች መጥፎ ዛፍ ነው።

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

27. አላህ እነዚያን በትክክል ያመኑትን በቅርባቱም ህይወት ሆነ በመጨረሻይቱም በመቃብር በተረጋገጠው ቃል (በሸሀዳ) ላይ ያደርጋቸዋል (ያጸናቸዋል)። ከሐዲያንንም አላህ ያሳስታቸዋል፤ አላህም የሚሻውን ይሰራልና።

يُنَبِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الضَّالِّينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾

28. ወደ እነዚያ የአላህን ጸጋ በክህደት ወደ ለውጡትና ህዝቦቻቸውን በጥፋት ሀገር ወዳሰፈሩት (ወደ ቁረይሾች) አለየህምን? (አልተመለከትክምን?)

* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ ﴿٢٨﴾

29. ሀገሪቱም የሚገቡባት ስትሆን ገሀነም ናት። መርጊያነቷ ምንኛ ትከፋ!

جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا وَيَبْسُ الْقَرَارِ ﴿٢٩﴾

30. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለአላህ ከመንገዱ ያሳስቱ ዘንድ ባላንጣዎችን አደረጉለት። (ሙሐመድ ሆይ!) «ጥቂትን ተጠቀሙ መመለሻችሁም ወደ እሳት ነው።» በላቸው።

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

31. መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ! ለእነዚያ ላመኑት ባሮቹ ሽያጭና ወዳጅነት የሌለበት ቀን ከመምጣቱ በፊት ሰላትን በደንቡ እንዲሰግዱ፤ ከሰጠናቸውም ሲሳይ በሚስጢርም ሆነ በግልጽ እንዲለግሱም ንገራቸው።

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا يَخْتَلِفُ ﴿٣١﴾

32. አላህ ያ ሰማያትንና ምድርን የፈጠረ ከሰማይ ዳመናም ውሃን ያወረደ፤ በእርሱም ከፍሬዎች ሁሉ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ

ለእናንተ ሲሳይን ያወጣላችሁ፤ መርከቦችንም ለእናንተ ሲሳይን ያወጣላችሁ፤ መርከቦችንም
 በፈቃዱ በባህር ላይ ይንሳፈፉ ዘንድ ለእናንተ ያገራ፤
 ወንዞችንም ለናንተ ያገራ ነው። ﴿٢٢﴾

33. ጸሐይንና ጨረቃንም ዘወትር ሒያጆች ሲሆኑ ለእናንተ የገራ፤ ሌሊትንና ቀንንም ለእናንተ የገራላችሁ ነው።
 ﴿٢٣﴾

34. ከለመናችሁትም ሁሉ የሰጣችሁ ነው። የአላህንም ጸጋ ብትቆጥሩ እንኳ አትዘልቁትም። ሰው በጣም በይላኛና ከሐዲ ነው።
 ﴿٢٤﴾

35. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ኢብራሂም ባለ ጊዜ አስታውስ: «ጌታዬ ሆይ! ይህንን ሀገር መካን ጸጥተኛ አድርገው። እኔንና ልጆቼንም ጣኦታትን ከመገዛት አርቀን።
 ﴿٢٥﴾

36. «ጌታዬ ሆይ! እነርሱ (ጣኦታቱ) ከሰዎች ብዙዎችን አሳስተዋልና። የተከተለኝም ሰው እርሱ ከእኔ ነው። ትዕይንት ስላለህ ሰው ግን አንተ መሐረና አዛኝ ነህ።
 ﴿٢٦﴾

37. «ጌታችን ሆይ! እኔ አዝመራ በሌለው ሸለቆ ውስጥ በተከበረው ቤትህ በካዕባ አጠገብ ከዘሮቼ አስቀመጥኩ። ጌታችን ሆይ! ሰላትን ደንቡን ጠብቀው ይሰግዱ ዘንድ አስቀመጥኳቸው። ከሰዎችም ልቦችን ወደ እነርሱ የሚናፍቁ አድርግ። ያመሰግኑህም ዘንድ ከፍሬዎች ስጣቸው።
 ﴿٢٧﴾

38. «ጌታችን ሆይ! አንተ የምንደብቀውንም የምንገልጸውንም ሁሉ በእርግጥ ታውቃለህ። በአላህ ላይ በምድርም በሰማይም ምንም ነገር አይደበቅም።
 ﴿٢٨﴾

39. «ለእዚያ ከሽምግልና በኋላ ኢስማኢልንና ኢስቀትን ለሰጠኝ አላህ ምስጋና ሁሉ ይገባው። ጌታዬ ልመናን ሰሚ ነውና።
 ﴿٢٩﴾

40. «ጌታዬ ሆይ! ሰላትን አዘውትረው የምሰግድ አድርገኝ። ከዘሮቼም አድርግ ጌታችን ሆይ! ጸሎቴንም ተቀበለኝ።
 ﴿٣٠﴾

41. «ጌታችን ሆይ! ለእኔም ለወላጆቼም ለአማኞቻችንም ሁሉ ምርመራ በሚደረግበት ቀን ማረን።
 ﴿٣١﴾

42. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህንም በደለኞች ከሚሠሩት ግፍ ዘንጊ አድርገህ አታስብ። የሚያቆያቸው ዓይኖች እስከሚፈጡበት ቀን ድረስ ብቻ ነው።

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ
الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ
الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

43. ወደ ጠረው መልአክ ቸኪዮች ራሶቻቸውንም አንጋጣጫች ሆነው ዓይኖቻቸው ይፈጣሉ። ዓይኖቻቸው ወደ እነርሱ አይመለሱም። ልቦቻቸው ባይዎቻ ናቸው።

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ
ظَرْفُهُمْ وَأَفْقَدَتْهُمْ هَوَاءَهُ ۗ ﴿٤٣﴾

44. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ሰዎችንም ቅጣቱ የሚመጣባቸውን ቀን አስፈራራቸው። እነዚያም የበደሉት ግ «ይታችን ሆይ! እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አቆያን። ጥሪህንም እንቀበላለንና መልዕክተኞቹንም እንከተላለንና።» ይላሉ። ይባላሉም። «ከአሁን በፊት በምድረ ዓለም ለእናንተ ምንም መወገድ የላችሁም በማለት የማላችሁ አልነበራችሁም?»

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
نُحِبُّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أَوْلَمْ نَكُونُوا
أَقْسَمْتُمْ مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ ۗ ﴿٤٤﴾

45. «በእነዚያም ነፍሶቻቸውን በበደሉት ሰዎች መኖሪያ ውስጥ ተቀመጣችሁ። በእነርሱም እንዴት እንደሠራንባቸው ለእናንተም ተገለጸላችሁ፤ ለእናንተ ምሳሌዎችንም ገለጽንላችሁ።»

وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكَانٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أَنْفُسُهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ
وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾

46. በነብዩ ላይ ሴራቸውንም በእርግጥ አሴሩ። ሴራቸውም ቅጣቱ አላህ ዘንድ ነው። ሴራቸውም ከረብታዎች በእርሱ የሚወገዱበት አልነበረም።

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ
وَإِن كَان مَكْرُهُمْ لِيَرْوَل مِنْهُ الْحَبَالُ ﴿٤٦﴾

47. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህንም ለመልዕክተኞቹ የገባላቸውን ቃል ኪዳኑን አፍራሽ አድርገህ አታስብ። አላህ ሁሉን አሸናፊና የመበቀል ባለቤት ነው።

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِيفَ وَعْدِهِ ۗ رُسُلَهُ ۗ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾

48. ምድር በሌላ ምድር የምትለወጥበትን ሰማያትም እንደዚሁ በሌላ ሰማያት የሚለወጥበትን እና አንድ ብቸኛና አሸናፊ ለሆነው አላህ ፍጡራን ሁሉ የሚገለጹበትን ቀን የሚሆነውን አስታውስ።

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ
وَيُرْوَرُّو لِلَّهِ الْوَجْدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

49. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አመጸኞችንም በዚያ ቀን በሰንሰለቶች ተቆራኝተው ታያቸዋለህ።

وَتَرَى الْمَجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي
الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾

50. ቀሚሶቻቸው ከካትራሜ የተሰሩ ናቸው። ፊቶቻቸውንም እሳት ትሸፍናቸዋለች።

سَرَابِيلُهُمْ مِّن قَطْرَانٍ وَتَعَشَىٰ جُوهَهُمْ
النَّارُ ﴿٥٠﴾

51. አላህ ይህንን ያደረገው ነፍስ ሁሉ የሠራቸውን ትመነዳ ዘንድ ነው። አላህ ምርመራው ፈጣን ነው።

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُل نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۖ إِنَّ اللَّهَ
سَرِيع الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

52. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህ ቁርአን ለሰዎች ገላጭና መድረስ ያለበት ነው። ሊመከሩበት በእርሱም ሊሰፈሩሩበት፤ እርሱም አንድ አምላክ ብቻ መሆኑን ሊያውቁበት፤ የአእምሮ ስለቤቶችም ሊገሰጹበት የተወረደ ነው።



በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሀ)።

1. አሊፍ፤ ላም፤ ራ፤ እነዚህ አናቅጽ ከመጽሐፍ አናቅጽና ገላጭ ከሆነው ቁርአን ናቸው። ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ①

2. እነዚያ በአላህ የካዱት ሰዎች በትንሳኤ ቀን ሙስሊሞች በሆኑ ኖሮ ብለው በብዛት ይመኛሉ። ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ②

3. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነርሱን ተዋቸው። ይብሉ ይጠቀሙም። ተስፋም ያዘናጋቸው። በእርግጥም መጥፎ ፍጻሜያቸውን ያውቃሉ። ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَمْتَعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ ③ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ④

4. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ማንኛይቱንም ከተማ ለእርሷ የተወሰነ መጽሐፍ ጊዜያት ያላት ሆና እንጂ አላጠፋንም። ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ⑤

5. ማንኛይቱም ሕዝብ የመጥፊያ ጊዜዋን በምንም ዘዴ አትቀድምም። ከእርሱም በማንም ሀይል አትዘገይምም። ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَجِيرُونَ ⑥

6. እነዚያ የመካከላዊያን አሉ። «አንተ ያ በእርሱ ላይ ቁርአን የተወረደላት ሆይ! አንተ በእርግጥ እብድ ነህ። ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ⑦

7. «ከእውነተኞቹ እንደ ሆንክ መስካሪ መልዕክት ለምን አታመጣልንም?» አሉ። ﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑧

8. መላእክትን ደግሞ በእውነት በቅጣት እንጂ አናወርድም። ያን ጊዜም የሚቆይ ጊዜ የሚሰጣቸው አይደሉም። ﴿مَا نُزِّلَ الْمَلَكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ⑨

9. እኛ ቁርአንን እኛው አወረድነው። እኛም ጠባቂዎቹ ነን። ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ⑩

10. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከንተም በፊት በነበሩት በመጀመሪያዎቹ ሕዝቦች ውስጥ መልክተኞችን በእርግጥ ልከናል። ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ ⑪

11. ማንኛውም መልዕክተኛ በእርሱ የሚያላግጡበት ሆነው እንጂ አይመጣላቸውም ነበር።

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾

12. ልክ እንደዚሁ ማስተባበልን በአመጸኞች ልቦች ውስጥ እናስገባለን።

كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾

13. በእርሱ አያምኑበትም፤ የቀድሞዎቹም ድርጊት በእርግጥ አልፋላች (እንደጠፉ ይጠፋሉ)።

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

14. በእነርሱም ላይ ከሰማይ ደጃፍን በከፈትንላቸውና በእርሱ ሲውጡ ቢውሉም

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾

15. «የተዘጉ ዓይኖቻችን ተጭበርብረው ነው። እንዲያውም እኛ የተደገሙብን ሰዎች ነን።» ባሉ ነበር።

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

16. በሰማይም ላይ ከዋክብቶችን በእርግጥ አድርገናል (ፈጥረናል)። ለተመልካቾችም በከዋክብት አገጠናታል።

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾

17. ከተባረረ ሰይጣንም ሁሉ ጠብቀናታል።

وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾

18. ግን ወሬ መስማትን የሚሰርቅ ወዲያውኑ አብሪ ችቦ ይከተለዋል። (ያቃጥላላል)።

إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾

19. ምድርንም ዘረጋናች። በውስጧም ከረብታዎችን ጣልንባት። በውስጧም የተለካን በቃይ ሁሉ አበቀልንባት።

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾

20. (ሰዎች ሆይ!) በእርሷ ውስጥ ለእናንተ ልዩ ልዩ መኖሪያዎችንና ለእርሱ መጋቢዎቹ ያልሆናችሁትንም እንስሳትን አደረግንላችሁ።

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

21. መጋዘኖቹም መክፈቻቸው እኛው ዘንድ ያልሆነ ምንም ነገር የለም። በተወሰነም ልክ እንጂ አናወርደውም።

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهِ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾

22. ንፋስን ደመናን ተሸካሚዎች አድርገን ላክን። ከሰማይም ከደመና ዝናብን አወረድን። እርሱንም አጠጣናችሁ። እናንተ ለእርሱ አድላቢዎች (አከማችኛች) አይደላችሁም።

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾

23. እኛ ሕያው የምናደርግና የምንገድል እኛው ብቻ ነን። እኛው ፍጡርን ሁሉ የምንወርስ ቀሪ ነን።

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُهُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

24. ከናንተም ተቀዳሚዎቹን በእርግጥ አውቀናል። ወደ ኋላ ቀሪዎቹንም በእርግጥ አውቀናል።

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾

25. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ ይሰበሰባቸዋል። እርሱ ጥበበኛና ሁሉን አዋቂ ነውና። ﴿٢٥﴾

26. ሰውንም ከሚቅጩለጩል ሸክላ ከሚገማ ጥቁር ወይንም በእርግጥ ፈጠርነው። ﴿٢٦﴾

27. ጃንን ከሰው በፊት ከእሳት ነበልባል ፈጠርነው። ﴿٢٧﴾

28. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህም ለመላዕክት ባለ ጊዜ (የሆነውን አስታውስ)፡ «እኔ ሰውን ከሚቅጩለጩል ሸክላ ከሚገማ ጭቃ ለፈጥራለሁ። ﴿٢٨﴾

29. «ፍጥረቱን ባስተካከልኩትና በውስጡ ከመንፈሴ በነፋሁበትም ጊዜ ለእርሱ ሰጋጆች ሆናችሁ ውደቁ።» ﴿٢٩﴾

30. መላዓክትም ሁሉም ተሰብስበው ሰገዱ። ﴿٣٠﴾

31. ዲያብሎስ ብቻ ሲቀር። እርሱም ከሰጋጆቹ ጋር ከመሆን እንቢ አለ። ﴿٣١﴾

32. አላህም፡ «ዲያብሎስ ሆይ! ከሰጋጆቹ ጋር የማትሆን ለንተ ምን ምክንያት አለህ?» አለው። ﴿٣٢﴾

33. «ከሚቅጩለጩል ሸክላ ከግም ጭቃ ለፈጠርከው ሰው ልሰግድ አይገባኝም።» አለ። ﴿٣٣﴾

34. አላህም አለው፡ «ከእርሷም ውጣ አንተ የተባረርክ እርጉም ነህና። ﴿٣٤﴾

35. «ባንተ ላይም እስከ ፍርዱ ቀን ድረስ እርግማን አለብህ።» አለው። ﴿٣٥﴾

36. «ጌታዬ ሆይ! እንግዲያውስ እስከሚቀሰቀሱበት ቀን ድረስ አቆዮኝ።» አለ። ﴿٣٦﴾

37. አላህም አለ፡- «አንተ ከሚቆዩት ነህ። ﴿٣٧﴾

38. «እስከታወቀው ቀን ድረስ።» ﴿٣٨﴾

39. ዲያብሎስም አለ፡- «ጌታዬ ሆይ! እኔን በማጥመምህ ይሁንብኝ ለእነርሱ በምድር ላይ ታጢአትን እሸልምላቸዋለሁ። ሁላቸውንም አጠማቸዋለሁ። ﴿٣٩﴾

40. «ከእነርሱ ፍጹሞቹ ባሮችህ ብቻ ሲቀሩ።» ﴿٤٠﴾

41. አላህም አለ፡- «ይህ በእኔ ላይ መጠበቁ የተገባ ቀጥተኛ መንገድ ነው። ﴿٤١﴾

42. «እነሆ ባሮቼ! በእነርሱ ላይ አንተ ስልጣን የለህም። ከጠማሞች የተከተለህ ሰው ብቻ ሲቀር።

أَتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

43. «ገሀነምም ለእርሱና ለተከተሉት ለሁሉም በእርግጥ ቀጠሯቸው ናት።

وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

44. «ለእርሷ ሰባት ባሮች (ደጃፎች) አሏት። ለየባሮቹም ሁሉ ከሰይጣናት ቡድኖች የተከፋፈለ ድርሻ አለ።»

لَهَا سَبْعَةٌ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمُ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

45. እነዚያ ከታጢኤት የተጠነቀቁት በአትክልቶችና በምንጮች ውስጥ ናቸው።

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعَيْوُنٍ ﴿٤٥﴾

46. «ጸጥተኞች ሆናችሁ በሰላም ግቧት።» ይባላሉ።

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾

47. በአልጋዎችም ላይ ፊት ለፊት የሚተደደዩ ወንድማማቾች ሆነው በልቦቻቸው ውስጥ ያለውን ቂም ሁሉ እናስወግዳለን።

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مَّتَقَلِّيبِينَ ﴿٤٧﴾

48. በእርሷም ውስጥ ምንም ድካም አይነካቸውም፤ እነርሱም ከእርሷ ለምንጊዜም የሚወጡ አይደሉም።

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

49. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) መሃሪና አዛኝ እኔው ብቻ መሆኔን ለባሮቼ ንገር።

* نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْعَمُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾

50. ቅጣቴም እርሱ አሳማሚ ቅጣት መሆኑንም ንገራቸው።

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾

51. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከኢብራሂም እንግዶችም ወሬ ንገራቸው።

وَنَبَتْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾

52. በእርሱ ላይ በገቡና ሰላም ባሉት ጊዜ (የሆነውን አስታውስ)። እርሱም፡- «እኛ ከናንተ ፈሪዎች ነን።» አላቸው።

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ ﴿٥٢﴾

53. «አትፍራ እኛ አዋቂ በሆነ ወንድ ልጅ እናበስርሃለን።» አሉት።

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾

54. «እርጅና የደረሰብኝ ከመሆኔ ጋር አበሰራችሁኝን? በምን ታበስሩኛላችሁ?» አለ።

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَا كُنْتُ بَشِيرًا ﴿٥٤﴾

55. «በእውነት አበሰርንህ ከተስፋ ቆራጮችም አትሁን።» አሉ።

قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٥﴾

56. «ከጠማሞቻችንም በስተቀር ከጌታው እዝነት ተስፋን የሚቆርጥ ማነው?» አለ።

قَالَ وَمَنْ يَقْظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّيَ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

57. «እናንተ መልዕክተኞች ሆይ! ጂረ ለመሆኑ ነገራችሁ ምንድን ነው?» አለ።

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾

58. አሉም፡ «እኛ አመፀኞች ወደ ሆኑ ሕዝቦች ተልከናል።»

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾

59. «የሉጥ ቤተሰቦች ብቻ ሲቀሩ እነርሱን እኛ ሁላቸውንም በእርግጥ የምናድናቸው ነን።» إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾

60. «ሚስቱ ብቻ ስትቀር።» (አሉ) እርሷንም በቅጣቱ ውስጥ ከሚቀሩት ሰዎች መሆኗን ወስነናል። إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا إِنَّمَا لِمِنَ الْعَذِيبِينَ ﴿٦٠﴾

61. መልዕክተኞቹም የሉጥን ቤተሰቦች በመጡባቸው ጊዜ። فَلَمَّا جَاءَ عَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾

62. ሉጥ «እናንተ የተሰሩትሁ ሕዝቦች ናችሁ።» አላቸው። قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكْرُونَ ﴿٦٢﴾

63. አሉም: «አይደለም። እኛ ህዝቦችህ በእሱ ይጠራጠሩበት በነበሩት ቅጣት መጣንልህ።» قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾

64. «እውነትንም ይዘን መጣንልህ። እኛም በእርግጥ እውነተኛች ነን።» وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾

65. «ከቤተሰብህ ጋር በሌሊቱ ከፊል (አጋማሽ) ላይ ሂድ። በኋላቸውም ተከተል። ከናንተም አንድም ሰው ወደ ኋላው አይገላመጥ። ወደ ታዘዘችሁበትም ስፍራ እለፉ።» አሉት። فَأَسْرٍ بِأَهْلِكَ يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَذْبُرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾

66. ወደ እርሱም ያንን ትዕዛዝ አወረድን ። እርሱም የእነዚህ ሕዝቦች መጨረሻ ያነጉ ሲሆኑ ስራቸው መቆረጥ ነው። وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾

67. የከተማይቱም ሰዎች የሚበሰሰሩ ሆነው መጡ። وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾

68. ሉጥም አለ:- «እነዚህ እንግዶቼ ናቸውና አታጋልጡኝ።» قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾

69. «አላህንም ፍሩ አታሰፍሩኝም።» وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾

70. «ከዓለማት ማንንም እንዳታስተናግድ አልከለክልንህምን?» አሉት። قَالُوا أَوْلَمْ نُنّهَاكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾

71. ሉጥም:- «እነዚህ ሴቶች ልጆቼ ናቸው። የምትፈጽሙ ከሆናችሁ አግቧቸው።» አለ። قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧١﴾

72. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በዕድሜህ እንምላለን እነርሱ በእርግጥ በስካራቸው ውስጥ ይዋልላሉ። لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾

73. ጩኸቲቱም ጸሐይ የወጣችባቸው ሲሆኑ ያዘቻቸው። فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾

74. ላይዋንም ከታችዋ አደረግን። በእነርሱም ላይ የሸክላ ድንጋዮችን አዘነብንባቸው። فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَيَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾

75. በዚህ ውስጥ ለተመልካቾች በእርግጥ ብዙ መገሰጫዎች አሉበት። إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

76. እርሷም ከተማይቱ በቀጥታ መንገድ ላይ ናት። وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾

77. በዚህ ውስጥ በእርግጥ ለአማኞች መገሰጫ አለ። ﴿٧٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

78. እነሆ የአይካ ሰዎችም በእርግጥ በዳዮች ነበሩ። ﴿٧٨﴾ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ

79. ከእነርሱም ተቀባይነት ሁለቱም የሉጥና የአይካት ሕዝቦች ከተሞች በእርግጥ በግልጽ መንገድ ላይ ናቸው። ﴿٧٩﴾ فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُم وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ

80. የሒጅር ሰዎች መልዕክተኞቹን በእርግጥ አስተባባሉ። ﴿٨٠﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ

81. ተዓምራታችንን ሰጠናቸው ከርሷም ዘንጊዎች ነበሩ። ﴿٨١﴾ وَءَاتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

82. ከከረብታዎችም ቤቶችን ጸጥተኞች ሆነው ይጠርቡ ነበር። ﴿٨٢﴾ وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ

83. ያነጉ ሲሆኑ ጩኸት ያዘቻቸው (ወደሙ)። ﴿٨٣﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ

84. ይሠሩት የነበሩትም ምንም አልጠቀማቸውም። ﴿٨٤﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

85. ሰማያትንና ምድርን በመካከላቸው ያለውንም ሁሉ በእውነት እንጂ በላግጣ አልፈጠርንም። ሰዓቲቱም በእርግጥ መጪ ናት። መልካምን ይቅርታ አድርግላቸው። ﴿٨٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَبِيلِ

86. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ እርሱ ያልነበረን ነገር ሁሉ ፈጣሪው፤ አዋቂው ነው። ﴿٨٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ

87. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከሚደጋገሙ የሆኑን ባለ ሰባት አንቀጽንና ታላቁንም ቁርኣን በሙሉ በእርግጥ ሰጠንህ። ﴿٨٧﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَتَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

88. ከእነርሱ ከከተሚያን ብዙዎችን ወገኖች በእርሱ ወደ አጣቀምንበት ጸጋ ዓይኖችህን አትዘርጋ፤ በእነርሱም ላይ ባያምኑ አትዘን፤ ክንፍህንም ለአማኞች አለዝብ። ﴿٨٨﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنَّهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

89. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ግልጽ አስፈራሪ እኔ ነኝ።» በል። ﴿٨٩﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا التَّوَدِيرُ الْمُبِينُ

90. (ሰዎችን ለማገድ የመካን በሮች) በተከፋፈሉት ላይ እንደ አወረድነው (ቅጣት አስፈራሪዎችሁ ነኝ በል)። ﴿٩٠﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ

91. እነርሱም እነዚያ ቁርኣንን ክፍልፍሎች ያደረጉ ናቸው። ﴿٩١﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

92. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በጌታህ እንምላለን ሁላቸውንም እንጠይቃቸዋለን። ﴿٩٢﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسَعَنَّاهُمْ أَجْمَعِينَ

93. ይሠሩት ከነበሩት ነገር ሁሉ ﴿٩٣﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

94. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የታዘዘክበትንም ነገር በይፋ ግለጽ። አጋሪዎችንም ተዋቸው። فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ


95. ተሰላቂዎችንም ሁሉ እኛ በቅተንሃል። إِنَّا كَفَيْتَكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ

96. እነርሱም እነዚያ ከአላህ ጋር ሌላ አምላክን ያደረጉ ናቸው። በእርግጥም ፍጻሜያቸውን ወደፊት ያውቃሉ። الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

97. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተም በሚሉት ነገር ልብህ የሚጠብ መሆኑን እናውቃለን። وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ

98. ጌታህን ከማመስገን ጋር አጥራው። ከሰጋጆቹም ሁን። فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ

99. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እውነቱም ነገር (ሞት) እስኪመጣልህ ድረስ ጌታህን ተገዝ። وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ



ሱረቱ አን-ነሕል

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)።

1. (ከሓዲያን ሆይ!)፤ የአላህ ትዕዛዝ መጣ ስለዚህ አታጣድፉት። አላህ ከማይገባው ሁሉ ጠራ። ከሚያጋሩትም ሁሉ ላቀ። أَنَّىٰ أَمُرُ اللَّهَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

2. ከባሮቹ መካከል በሚሻው ሰው ላይ መላዕክትን ከራዕይ ጋር በፈቃዱ ያወርዳል። «ከሓዲያንን በቅጣት አስጠንቅቁ። እነሆ ከእኔ በስተቀር ሌላ ትክክለኛ አምላክ የለም። ፍሩኝም።» ማለትን አስታውቁ በማለት ያወርዳል። يُنزِلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ

3. ሰማያትንና ምድርን በእውነት ፈጠረ። ከሚያጋሩት ሁሉ ጠራ ። ከፍም አለ። خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

4. ሰውን ከፍትወት ጠብታ ፈጠረው። ከዚያም እርሱ ወዲያውኑ ትንሣኤን በመካድ ግልጽ ተከራካሪ ይሆናል። خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ

5. (ሰዎች ሆይ!) ግመልን፤ ከብትን፤ ፍየልንም፤ በእርሷ ብርድ መከላከያ ሙቀትና ሌሎች ጥቅሞችም ያሉባት ስትሆን ለእናንተ ፈጠረላችሁ። ከእርሷም ትበላላችሁ (ትመገባላችሁ)። وَاللَّائِمَةَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

6. በእርሷም ወደ ማረፊያዋ በምትመልሷት ጊዜና ጧት ወደ ግጦሽ በታዋ በምታሰማሯት ወቅት ለእናንተ ውበት አላላችሁ። وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

7. ጓዞቻችሁንም ነፍሶቻችሁን በማስቸገር እንጂ ወደ ማትደርሱበት አገር ትሸከማለች። ጌታችሁ በእርግጥ ፋህሩህ እና አዛኝ ነውና።

⑦

8. ፈረሰችን፤ በቅሎዎችንና አህዮችን ልትጋልቧቸውና ልታጌጡባቸው ፈጠረላችሁ። የምታውቁትን ድንቅ ነገርም ወደ ፊት ይፈጥራል።

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑧

9. በአላህም ላይ በችሮታው ቀጥተኛውን መንገድ መግለጽ አለበት። ከእርሷም ጠማማ አለ። በሻም ኖሮ ሁላችሁንም ባቀናችሁ ነበር።

شَاءَ لَهْدَنكُمْ أَجْمَعِينَ ⑨

10. እርሱ ያ ከሰማይ ውሃን ያወረደ ነው። ከእርሱም ለእናንተ መጠጥ አለላችሁ። ከእርሱም እንስሳዎችን በእርሱ ውስጥ የምታሰማሩበት ዛፍ ይበቅልበታል።

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ⑩

11. በእርሱ አዝመራን፣ የዘይት ወይራን፣ ዘምባባዎችን፣ ወይኖችንና ከፍሬዎችም ሁሉ ያበቅልላችኋል። በዚህ ክስተት ውስጥ ለሚያስተነትኑ ሕዝቦች ሁሉ በእርግጥ ትልቅ ተዓምር አለ።

لَا يَأْتِيَنَّ لَكُمْ يَتَفَكَّرُونَ ⑪

12. ለእናንተ ሌሊትንና ቀንን ጸሐይንና ጨረቃንም ገራላችሁ። ከዋክብትም በሙሉ በፈቃዱ ብቻ የተገሩ ናቸው። በዚህ ክስተት ውስጥ ለሚያውቁ ሕዝቦች ሁሉ በእርግጥ አያሌ ተዓምራት አሉ።

ذَلِكَ لَا يَأْتِيَنَّ لَكُمْ يَتَفَكَّرُونَ ⑫

13. በምድር ላይ መልኮች የተለያዩ ሆኖ የፈጠረላችሁን ሁሉ ገራላችሁ። በዚህ ውስጥ ለሚገመገሙ ሕዝቦች ሁሉ ግልጽ ተዓምር አለ።

وَمَا ذَرَأَّا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ⑬

14. እርሱ ያ ባሕርን ከእርሱ እርጥብ ስጋን ልትበሉና ከእርሱም የምትለብሱትን ጌጣጌጥ ታወጡ ዘንድ የገራ ነው። መርከቦችንም በውስጡ ውሃውን ቀዳጆች ሆነው ሲንሻለሉ ታያለህ። ከችሮታው ልትፈልጉና ልታመሰግኑም ገራላችሁ።

فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑭

15. በምድር ውስጥ በናንተ እንዳታረገርግ ተራራዎችን ጣለባት። ትመሩም ዘንድ ጅረቶችንና መንገዶችን አደረገ።

وَأَنْهَرًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑮

16. ምልክቶችንም አደረገ። በከዋክብትም እነርሱ ይመራሉ።

وَعَلَّمَنَّا وَيَالْتَجِمُ هُمْ يَهْتَدُونَ ⑯

17. (ሰዎች ሆይ!) የሚፈጥር ልክ እንደማይፈጥር ነውን? አትገመገሙን?

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ⑰

18. የአላህን ጸጋ ብትቆጥሩ አትዘልቁትም። አላህ መሐረፍ አዛኝ ነውና።

لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑱

19. አላህ የምትደብቁትንና የምትገልጹትንም ሁሉ ያውቃል።

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾

20. እነዚያም ከአላህ ሌላ የምትገዟቸው አማልክት ሁሉ ምንንም አይፈጥሩም። እንዲያውም እነርሱ ራሳቸው ይፈጠራሉ።

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾

21. እነርሱ ሕያው ያልሆኑ ሙታን ናቸው። እነሱ ሕያው እንዲሁ ለሌሎች አያውቁም።

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

22. አምላካችሁ አንድ አምላክ ብቻ ነው። እነዚያም በመጨረሻይቱ ዓለም የማያምኑት ልቦቻቸው ከሐዲያን ናቸው። እነርሱም የኮሩ ናቸው።

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾

23. አላህ የሚደብቁትንና የሚገልጹትን ሁሉ የሚያውቅ ለመሆኑ ቅንጣት ያህል ጥርጣሬ የለበትም። እርሱ ኩሩዎችን አይወድም።

لَا حَرَمَ أَنْ اللّٰهُ يَعْلَمَ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾

24. ጌታችሁ በሙሐመድ ላይ ምን አወረደ በተባሉ ጊዜም፡ «የመጀመሪያዎቹ ሕዝቦች ተረቶችን ነው።» ይላሉ።

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا لَسْطِيرٌ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

25. ይህንን የሚሉት በትንሣኤ ቀን ኃጢአቶቻቸውን በሙሉና ከነዚያም ያለ ዕውቀት ሆነው ከሚያጣምሟቸው ሰዎች ኃጢአቶች ከፊሉን ሊሸከሙ ነው። ገብ የሚሸከሙት ኃጢአት ምንኛ ከፋ!

لِيُخِيلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٢٥﴾

26. እነዚያ ከእነርሱ (ከቁረይሾች) በፊት የነበሩት ከሐዲያን አሴሩ። ከዚያም አላህ ሕንጻዎቻቸውን ከመሠረቶቻቸው አፈረሰ። እናም ጣሪያው በላያቸው ላይ ወደቀባቸው። ቅጣቱም ከማያውቁት ስፍራ መጣባቸው።

فَدَمَّرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوَقِهِمْ وَأَتَلَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

27. ከዚያም በትንሣኤ ቀን ያዋርዳቸዋል። «እነዚያም በእነርሱ ጉዳይ ትኩረትና የነበራችሁት ተጋሪዎቹ የት ናቸው?» ይላቸዋል። እነዚያ እውቀትን የተሰጡት ክፍሎች «ዛሬ ሐፍረቱና ቅጣቱ በከሐዲያን ላይ ነው።» ይላሉ።

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْرِجُهُمْ وَيَقُولُ أَيُّنَ شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾

28. እነዚያ ነፍሶቻቸውን በዳይ ሆነው መላዕክት የሚገድሏቸው «ከክፋ ሥራ ምንም ነገር የምንሠራም አልነበርንም» ሲሉ ታዛዥነታቸውን ይገልጻሉ። «በእውነት አላህ ትሠሩት የነበራችሁትን ነገር አዋቂ ነው።» ይባላሉ።

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ أَلَمْ تَكُنْ لَهُ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

29. «የገሀነምንም ደጃፎች በውስጧ ዘውታሪዎች ስትሆኑ ግቡ።» ይባላሉ። የኩሩ ሰዎች ሁሉ መኖሪያ የሆነችው ገሀነምም በእርግጥ ከፋች!

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾

30. ለእነዚያም ለተጠነቀቁት ሰዎች «ጌታችሁ ምንን ነገር አወረደ?» ተባሉ። «መልካምን ነገር አወረደ» አሉ። ለእነዚያ ደግ ለሠሩት ህዝቦች ሁሉ በዚህች በቅርቢቱ ዓለም መልካም ኑሮ አለላቸው። የመጨረሻይቱም አገር በእርግጥ በላጭ ናት። የጥንቁቆቹም አገር ገነት ምን ታምር!

* وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَنَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعَمَ دَارَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾

31. እርሷም የሚገቧትና በሥርዎ ወንዞች የሚፈሱባት ስትሆን የመኖሪያ አትክልቶች (ጀነት) ናት። ለእነርሱም በውስጧ የሚሹት ነገር ሁሉ አለላቸው። ልክ እንደዚሁም አላህ ጥንቁቆችን ይመነዳል።

جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾

32. እነዚያ ጥሩ ሆነው መላዕክት «ሰላም ለእናንተ ይሁን» እያሉ የሚገድሏቸው "ትሠሩት በነበራችሁት ሥራ ምክንያትም ወደ ገነት ግቡ።» ይባላሉ።

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

33. ከሐዲያን የመላዕክትን ወደ እነርሱ መምጣት ወይም የጌታህ ትዕዛዝ መምጣቱን እንጂ ሌላን ይጠባበቃሉን? ከእነርሱ በፊት የነበሩትም ልክ እንደዚህ ሠርተዋል። አላህም አልበደላቸውም። ግን እነርሱ ነፍሶቻቸውን የሚበድሉ ነበሩ።

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾

34. እናም የሠጋቸውም ኃጢአቶች ቅጣት አገኛቸው። ይሳለቁበት የነበሩት ነገር ሁሉ በእነርሱ ላይ ወረደባቸው።

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٤﴾

35. እነዚያም ጣዖታትን በአላህ ያጋሩ ህዝቦች «አላህ በሻ ኖሮ ከእርሱ ሌላ እኛም ሆንን አባቶቻችን ምንንም ባልተገዛን ነበር። ያለ እርሱም ትዕዛዝ ምንንም እርም ባላደረግን ነበር።» አሉ። እነዚያም ከእነርሱ በፊት የነበሩት ህዝቦች ልክ እንደዚህ ሠሩ። በመልዕክተኞቹም ላይ ግልጽ ማድረስ ብቻ እንጂ ሌላ የለባቸውም።

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾

36. በየሕዝቡም ሁሉ ውስጥ አላህን ተገዙ ጣዖትን ራቁ በማለት የሚያስተምር መልዕክተኛን ልከናል። ከእነርሱም ውስጥ አላህ ያቀናው አለ። ከእነርሱም ውስጥ በእርሱ ላይ ጥመት የተረጋገጠበት አለ። እናም በምድር ላይ ሂዱ። የአስተባባዮችም መጨረሻ እንዴት እንደ ነበር ተመልከቱ።

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّلَاطُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿٣٦﴾

37. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በመቅናታቸው ላይ ብትጓጓ (ምንም ልታደርግ አትችልም)። ምክንያቱም አላህ የሚያጠመውን አያቀናወምና። ለእነርሱም ከረዳቶች ምንም የላቸዉም።

إِنْ تَحْرِضْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٧﴾

38. ጥብቅ መሐሎቻቸውንም «አላህ የሚሞትን ሰው አያስነሳም።» ሲሉ በአላህ ስም ማሉ። አባባላቸው ሐሰት ነው። ያስነሳቸዋል። በእርሱ ላይ ቃል ኪዳን ገብቷል። አረጋግጧልም። ግን አብዛኞቹ ሰዎች አያውቁም።

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعُثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

39. የሚቀሰቅሳቸዉም ለእነርሱ ያንን የሚለያዩበትን ሊገልጽላቸውና እነዚያ የካዲትም እነርሱ ውሸታዎች የነበሩ መሆናቸውን እንዲያውቁ ነው።

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾

40. ለማንኛዉም ነገር መሆኑን በረላግን ጊዜ ቃላችን ለእርሱ "ሁን" ማለት ብቻ ነው። ወዲያዉም ይሆናል።

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

41. እነዚያም ከተበደሉ በኋላ በአላህ መንገድ ላይ የተሰደዱ በቅርቢቱ ዓለም መልካሚቱን አገር (መዲናን) እናሰፍራቸዋለን። የመጨረሻይቱም ዓለም ምንዳ ታላቅ ነው። (ከሐዲያን) ቢያውቁ ኖሮ (በተከተሏቸው ነበር)።

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا نُجْزِيَ الْأَخْرَةَ أَكْثَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

42. እነርሱ እነዚያ የታገሡና በጌታቸዉም ላይ የሚጠጉ ናቸው።

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

43. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከንተም በፊት ወደ እነርሱ ወሕይን የምናወርድላቸውን ሰዎችን እንጂ ሌላን አልላክንም። (ሰዎች ሆይ!) የማታውቁም ከሆናችሁ የዕውቀትን ባለቤቶችን ጠይቁ።

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

44. በግልጽ ማስረጃዎችና በመጽሐፍ ላክናቸው። ለሰዎችም ወደ እነርሱ የተወረደላቸውን ፍች ትገልጽላቸውና ያስተነትኑም ዘንድ ወደ አንተ ቁርኣንን አወረድን።

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

45. እነዚያን መጥፎዎችን የደለቱ ሰዎች አላህ በእነርሱ ምድርን የሚያስወጣቸው ወይም ከማያውቁት ሥፍራ ቅጣት የሚመጣቸው መሆኑን ተማመኑን? አይፈሩምን?

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾

46. ወይም ከአገር ወደ አገር በሚዛወሩበት ጊዜ በእንቅስቃሴ ላይ እያሉ የሚይዘቸው መሆኑን አይፈሩምን? እነርሱም አሸናፊዎች አይደሉም።
 أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٦٦﴾

47. ወይም ቀስ በቀስ በማጉደል ላይ የሚይዘቸው መሆኑን ተማመኑን? አይፈሩምን? ጌታችሁም ፍሕሩህና አዛኝ ነው።
 أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٧﴾

48. ወደዚያ ከማንኛውም ነገር አላህ ወደ ፈጠረው ጥላዎቹ እነርሱም የተዋረዱ ሲሆኑ ለአላህ ሰጋጆች ሆነው ከቀኝ እና ከግራዎች ወደ ሚዛወሩት አላዩምን?
 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٦٨﴾

49. በሰማያትና በምድር ያለው ተንቀሳቃሽ ሁሉ መላዕክትም ለአላህ ብቻ ይሰግዳሉ። እነርሱም አይከሩም።
 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٦٩﴾

50. ጌታቸውን ከበላያቸው ሲሆን ይፈሩታል። የታዘዙትንም ሁሉ ይሰራሉ (ይፈጽማሉ)።¹
 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُوَّتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٧٠﴾

51. አላህም አለ: «ሁለት አማልክት አትያዙ እርሱ አንድ አምላክ ብቻ ነው። እኔን ብቻ ፍሩኝ።»
 * وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الْاَلِهَيْنِ اٰثِنِينَ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌُ وَّاحِدٌ فَاٰتِيْبِيْ قَارِعٰتِهٖنَ ﴿٧١﴾

52. በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የእርሱ ብቻ ነው። አምልኮም ዘወትር ለርሱ ብቻ ነው። ከአላህ ሌላ ያለን ትፈራላችሁን?
 وَاٰصْبٰٓاَ اَفْعَبِرَ اللّٰهَ تَتَّقُوْنَ ﴿٧٢﴾

53. ማንኛውም በናንተ ላይ ያለው ጸጋ ከአላህ ብቻ ነው። ከዚያም ችግር በደረሰባችሁ ጊዜ ወደ እርሱ ብቻ ትጮሀላችሁ።
 وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجُرُّوْنَ ﴿٧٣﴾

54. ከዚያም ከናንተ ላይ ችግርን ባነሳላችሁ ጊዜ ከናንተ የሆኑ ቡድኖች ወዲያውኑ በጌታችሁ ጣዖትን ያጋራሉ።
 ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِحُّوْا بِرَبِّهٖمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٧٤﴾

55. የሚያጋሩትም በሰጠናቸው ሊክዱ ነው። ተጠቀሙም ወደፊትም የሚደርስባቸውን ታውቃላችሁ።
 لِيَكْفُرُوْا بِمَا ءَاتَيْنٰهُمْ فَيَمْتَعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

56. ለማያውቁት ጣዖታትም ከሰጠናቸው ሲሰይድርሻን ያደርጋሉ። በአላህ እምላላሁ ትቀጣጥፉት ከነበራችሁት ሁሉ በእርግጥ ትጠየቃላችሁ።
 وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ تَاللّٰهِ لَلَّذِيْنَ لَسَّئَلٌ عَمَّا كُنْتُمْ تُفْتَرُوْنَ ﴿٧٦﴾

57. ለአላህ ሴቶች ልጆችን ያደርጋሉ። ጥራት ይገባው። ለእነርሱ ግን የሚፈልጉትን ያደርጋሉ።
 وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ اَلْبَنٰتِ سُبْحٰنَهُ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٧٧﴾

¹ አዚህ የንባብ ሱጁድ (ሱጁድ አትላዋ) ይደረጋል።

58. ከመሀከላቸው አንዱ በሴት ልጅ (መወለድ) በተሰሰረ ጊዜ እርሱ የተቆጩ ሆኖ ፊቱ ጠቁሮ ቅስጫ ይሰበራል።

وَإِذَا بُتِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

59. ከተሰሰረበት ነገር መጥፎነት በውርደት ላይ ሆኖም ቢሆን ይያዘውን? ወይስ በአፈር ውስጥ ይደብቀውን? በማለት እያምታታ ከሰዎች ይደበቃል። የሚፈረዱት ፍርድ ምንኛ ከፋ!

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُتِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

60. ለእነዚያ በመጨረሻይቱ ዓለም ለማያምኑት ሰዎች ሁሉ መጥፎ መገለጫ አላቸው። ለአላህ ግን ታላቅ መገለጫ አለው። እርሱም ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ ነው።

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

61. አላህም ሰዎችን በበደላቸው ሁሉ በቀጣቸው ኖሮ በምድር ላይ ከተንቀሳቃሽ ምንንም ባለስቀረ ነበር። ግን እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ ያቆያቸዋል። ጊዜያቸውም በመጣ ወቅት አንዲትን ሰዓት አይዘገዩም፤ አይቀድሙም።

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَجِزُونَ ۗ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾

62. ለአላህም የሚጠሉትን ነገር ያደርጋሉ። ለእነርሱም መልካሚቱ (ሀገር) እንዳለቻቸው በምላሶቻቸው ውሸትን ይናገራሉ። ለእነርሱም እሳት ያለቻቸው መሆናቸውና እነርሱም ወደ እርሷ በቅድሚያ የሚነዱ መሆናቸው ጥርጥር የለበትም።

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْخُسْفَىٰ ۖ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾

63. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በአላህ እንምላለን ከንተ በፊት ወደ ነበሩት ሕዝቦች በእርግጥ ብዙ መልዕክተኞችን ልከናል። ሰይጣንም ለእነርሱ ስራዎቻቸውን ሸለመላቸው። ረዳታቸው ዛሬም እርሱ ነው። ለእነርሱም ኋላ አሳማሚ ቅጣት አላቸው።

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَغْمَلَهُمْ فَهُوَ وِلِيُّهُمْ ۗ أَلَيْسَ لَهُمْ وَعَدَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

64. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ያንን በእርሱ የተለያዩበትን ለእነርሱ ልታብራራላቸውና ለሚያምኑትም ህዝቦች መሪና እዝነት ሊሆን እንጂ ባንተ ላይ መፀሀፍን አለውረድንም።

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

65. አላህ ከሰማይ ውሃን አወረደ። በእርሱም ምድርን ከሞተች በኋላ ህያው አደረገ። በዚህ ውስጥ ለሚሰሙ ህዝቦች በእርግጥ ተዓምር አለ።

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

66. (ሰዎች ሆይ!) ለእናንተ በግመል በከብት በፍጥነት አፈጣጠር አያሌ ምክር ሰጪ ትምህርት አላላችሁ። በሆዶች ውስጥ ካለው ከፈረስና ከደም መካከል ጥሩ ወተትን ለጠጪዎች ጣፋጭ ሲሆን እናጠጣችኋለን።

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِصُكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ۚ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِبِ ۗ ﴿٦٦﴾

67. ከዘንባባዎች ከወይኖችም ፍሬዎች እንመግባችኋለን፤ ከእርሱ ጠጅንና መልካም ምግብንም ትሰራላችሁ (ታዘጋጃላችሁ)። በዚህም ውስጥ ለሚያስቡ ህዝቦች በእርግጥ ተዓምር አለ።

وَمِن مَّرَمَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

68. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህም ወደ ንብ እንዲህ ሲል (አስታወቀ) አስተማረ፡ «ከተራራዎች ከዛፍና ሰዎች ከሚሠሩት ቀይ ቤቶችን ያዢ።

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾

69. «ከዚያም ከፍሬዎች ሁሉ ብይ የጌታሽንም መንገዶች ለአንቺ የተገሩ ሲሆኑ ግቢ።» ከሆዶቹ መልክቹ የተለያዩ መጠጥ ይወጣል። በእርሱ ውስጥ ለሰዎች ፍቱን መድሀኒት አለበት። በዚህ ውስጥ ለሚያስተነትኑ ህዝቦች ተዓምር አለበት።

ثُمَّ كَلَّمَكَ مِنْ كُلِّ الْمَرَمَاتِ فَاسْأَلِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

70. አላህም ፈጠራችሁ ከዚያ ይገድላችኋል። ከናንተም መካከል ከእውቀት በኋላ ምንንም ነገር የማያውቅ ወደሚሆንበት የጃጃ እድሜ የሚመለስም ሰው አለ። አላህ ሁሉን አዋቂ፤ በሁሉም ነገር ላይ ቻይም ነው።

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْدَالِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

71. አላህ ከፊላችሁን በከፊሉ ላይ በሲሳይ አበለጠ። እነዚያም በላጭ የተደረጉት ሲሳያቸውን እጆቻቸው በያዟቸው ባሮች ላይ እነርሱ በእርሱ ይስተካከሉ ዘንድ መላሸች አይደሉም። ታዲያ በአላህ ጸጋ ለእርሱ ተጋሪ በማድረግ ይከዳሉን?

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

72. አላህ ከነፍሶቻችሁ (ከጎሳዎቻችሁ) ለእናንተ ሚስቶችን አደረገ (የትዳር አጋሮችን ፈጠረ)፤ ለእናንተም ከሚስቶቻችሁ ወንዶች ልጆችን የልጅ ልጆችንም አደረገላችሁ። ከመልካሞችም ጸጋዎች ሰጣችሁ። ታዲያ በውሸት በጣኦት አምነው በአላህ ጸጋ ይከዳሉን?

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

73. ከአላህም ሌላ ከሰማያትና ከምድር ምንንም ሲሳይ የማይሰጧቸውንና ምንንም የማይችሉትን እነርሱ ያመልካሉን።

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾

74. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለአላህ አምሳያዎችን አታድርጉ። አላህ ያውቃል፤ እናንተ ግን አታውቁም።

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

75. በምንም ላይ የማይችል ሆኖ በይዘታ (አለቃ ያለበት) የሆነውን ባሪያና መልካም ሲሳይን ሰጥተነው እርሱም ከእርሱ ከሰጠው በሚስጥርና

*صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّמْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ

يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

በግልጽ የሚለግሰውን ነፃ ሰው አላህ ለጠላትና ለእርሱ ምሳሌ አደረገ። ሁለቱ ይስተካከላሉን? ምስጋና ሁሉ ለአላህ ይሁን። በእውነቱ አብዛኞቻቸው አያውቁም።

76. አላህ ሁለትን ወንዶች (ለከሐዲያንና ለአማኞች) ምሳሌ አደረገ። አንደኛቸው በምንም ነገር ላይ የማይቻል ዲዳ ነው። እርሱም በጌታው ላይ ሸክም ነው። ወደ የትም ቢያዘረው ደግ ነገር አያመጣም። እርሱና ያ በቀጥተኛው መንገድ ላይ ሆኖ በማስተካከል (ፍትህ) የሚያዘው ሰው

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ثَلَاثِينَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

ይስተካከላሉት?

77. በሰማያትና በምድር ያለው ፍቅ ምስጢር የአላህ ብቻ ነው። የሰዓቲቱም ነገር መምጣቷ እንደ ዓይን ቅጽበት እንጂ አይደለም። ወይም ይበልጥ የቀረበ ነው። አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነው።

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أُمِرَ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾

78. አላህ ከእናቶቻችሁ ሆይች ምንም የማታውቁ ሆናችሁ አወጣችሁ። ታመሰግኑ ዘንድም ለእናንተ መስሚያንና ማያዎችን ልቦችንም አደረገላችሁ (ፈጠረላችሁ)።

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

79. ወደ በራሪዎችም በሰማይ አየር ውስጥ ለመብረር የተገሩ ሲሆኑ ከመውደቅ አላህ እንጂ ሌላ የማይዘቸው መሆናቸውን አይመለከቱምን? በዚህ ውስጥ ለሚያምኑ ህዝቦች ሁሉ አያሌ ተዓምራት አሉ።

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

80. አላህም ከቤቶቻችሁ ለእናንተ መርጊያን (ማረፊያን) አደረገላችሁ (ፈጠረላችሁ)። ከእንስሳዎችም ቆዳዎችን በጉዟችሁ ቀንም ሆነ በመቀመጫችሁ ቀን የምታቀሏቸውን ቤቶች (ዳሶች) ለእናንተ ፈጠረላችሁ። ከበጋ ሱፎች፣ ከግመሊም ጠጉሮች፣ ከፍየሊም ጠጉሮች የቤት እቃዎችን እስከ ጊዜም ድረስ መጠቃቀሚያን አደረገላችሁ።

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى جِبِينِ ﴿٨٠﴾

81. አላህ ከፈጠረው ነገር ለእናንተ ጥላዎችን ፈጠረላችሁ። ከጋራዎችም መከለያዎችን ፈጠረላችሁ። ሐሩርንም ብርድንም የሚጠብቁችሁን ልብሶች፣ የጦራችሁንም አደጋ የሚጠብቁችሁን ጥሩሮች ፈጠረላችሁ። ልክ እንደዚሁ ትሰልሙ ዘንድ ጸጋውን በእናንተ ላይ ይሞላል።

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْبَأْسَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

82. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከኢስላም ቢሸሹም በንተ ላይ ያለብህ ግልጽ ማድረስ ብቻ ነው።

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾

83. የአላህን ጸጋ ያውቃሉ። ሆኖም ከዚያ ይክዷቸዎታል።
 يُعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾

84. ከየህዝቡም ሁሉ መስካሪን የምንቀሰቅስበትን ቀን አስታውሱ። ከዚያ ለእነዚያ ለካዱት ንግግር አይፈቀድላቸውም። እነርሱም በወቀሰ አይታለፉም።
 وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾

85. እነዚያ የበደሉ ሰዎች ቅጣትን ባዩ ጊዜ ለእነርሱ አይቃለልላቸውም። ጊዜም አይሰጣቸውም።
 وَإِذَا رَعَا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَعْدَابَ فَلَا يُجَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٥﴾

86. እነዚያ በአላህ ያጋሩት ሰዎች ተጋሪዎቻቸውን ባዩ ጊዜ «ታችን ሆይ! እነዚህ ካንተ ሌላ እናመልካቸው የነበሩ ተጋሪዎቻችን ናቸው።» ይላሉ። አማልክቶችም «ውሸታሞች ናችሁ።» በማለት ቃሉን ወደ እነርሱው መልሰው ይወረውራሉ።
 وَإِذَا رَعَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلَقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿٨٦﴾

87. አጋሪዎቹ በዚያ ቀንም ታዘዥነታቸውን ወደ አላህ ያቀርባሉ። ይቀጣጥፉት የነበሩትም ሁሉ ከእነርሱ ይጠፋባቸዋል።
 وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾

88. እነዚያ በአላህ የካዱና ከአላህ መንገድ የከለከሉ ያጠፉ በነበሩት ምክንያት ቅጣትን በቅጣት ላይ ጨመርንባቸው።
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾

89. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በየህዝቡ ሁሉ ውስጥ ከጎሳቸው በራሳቸው ላይ መስካሪን የምንቀሰቅስበትንና አንተንም በእነዚህ ሕዝቦች ላይ መስካሪ አድርገን የምናመጣብህን ቀን አስታውሱ። መጽሐፉንም ለሁሉም ነገር አብራሪ፤ መመሪያ፤ እዝነትና ለሙስሊሞች አብሳሪ ሆኖ ባንተ ላይ አወረድነው።
 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

90. አላህ በማስተካከል (በፍትህ) ፤ በማሳመር (በመልካም ሥራ) እና ለዝምድና ባለቤት በመስጠትም ያዛል። ከአስከፊ (ጸያፍ ነገር) ከማመንዘር፤ ከሚጠላ ነገር ሁሉ ከመበደልም ይከለክላል። ትንዝቡ ዘንድ ይገሰጻችኋል።
 *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

91. (ሙስሊሞች ሆይ!) ቃል ኪዳን በገባችሁ ጊዜ በአላህ ቃል ኪዳን ሙሉ። መሐሎቻችሁንም ከአጠነከራችኋት በኋላና አላህን በእናንተ ላይ መስካሪ ያደረጋችሁ ስትሆኑ አታፍርሱ። አላህ የምትሠሩትን ሁሉ ያውቃል።
 وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

92. ቃል ኪዳናችሁን በማፍረስ አንዲቱ ሕዝብ ከሌላይቱ ሕዝብ የበዛች ለመሆንዎ በመካከላችሁ መሐሎቻችሁን ለክዳት መግቢያ አድርጋችሁ የምትይዙ ስትሆኑ እንደዚያች ፈትሏን ከጠነከረ በኋላ ትርትሮች አድርጋ እንዳፈረሰችው ሴት አትሆኑ። አላህ በእርሱ ይሞክራችኋል፤ በትንሣኤ ቀንም ትለያዩበት የነበራችሁትን ነገር በእርግጥ ያብራራላችኋል።

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَفَصَّتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ فُؤَةٍ أَنْكَلَتْ تَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُوءُكُمْ اللَّهُ بِهِءَ وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٣٢﴾

93. አላህ በፈለገ ኖሮ አንዲት ሕዝብ ባደረጋችሁ ነበር። ግን አላህ የሚሻውን ሰው ያጠማል። የሚሻውን ሰው ያቀናል። ትሠሩት ከነበራችሁት ሁሉ በእርግጥ ትጠየቃላችሁ።

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

94. ጫማዎች ከተደላይሉ በኋላ እንዳያንዳልጡ ከአላህ መንገድ በመከልከላችሁ ምክንያት ቅጣትንም እንዳትቀምሱ መሐሎቻችሁን በመካከላችሁ ለክዳት መግቢያ አታድርጉት። ለእናንተም ያን ጊዜ ታላቅ ቅጣት አላችሁ።

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٤﴾

95. በአላህ ቃል ኪዳን ጥቂትን ዋጋ አትግዙ። የምታውቁ ብትሆኑ አላህ ዘንድ ያለው ምንዳ እርሱ ለእናንተ በላጭ ነውና።

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾

96. እናንተ ዘንድ ያለው ሁሉ ያልቃል። አላህ ዘንድ ያለው ግን ለዘላለም ቀሪ ነው (አያልቅም)። እነዚያንም የታገሡትን ይሠሩት በነበሩት በመልካሙ ምንዳቸውን እንመነዳቸዋለን።

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٌ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٦﴾

97. ከወንድም ይሁን ከሴት እርሱ አማኝ ሆኖ በጎን የሠራ ሁሉ መልካም ኑሮን እናኖረዋለን። ይሠሩት ከነበሩት ነገር በመልካሙም ምንዳቸውን እንመነዳቸዋለን።

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٧﴾

98. ቁርኣንንም ለማንበብ ባሰብክ ጊዜ እርጉም ከሆነው ሰይጣን በአላህ ተጠበቅ።

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٨﴾

99. እርሱ በእነዚያ በትክክል ባመኑትና በጌታቸው ላይ በሚጠጉት ላይ ለእርሱ ሥልጣን የለውምና።

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٩﴾

100. ሥልጣኑ በእነዚያ በሚታዘዙት ላይና በእነዚያም እነርሱ በእርሱ ምክንያት አጋሪዎች በሆኑት ላይ ብቻ ነው።

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

101. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በአንቀጽም ስፍራ ሌላ አንቀጽን በለወጥን ጊዜ አላህም የሚያወርደውን ነገር አዋቂ ነው። «አንተ ቀጣፊ እንጂ

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُتَزَلُّ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

ሌላ አይደለህም።» ይላሉ። በእውነቱ አብዛኞቻቸው አያውቁም።

102. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እነዚያን ያመኑትን ሰዎች ለማረጋገጥ ሙስሊሞቹንም ለመምራትና ለማብሰር ቁርአንን ጂብሪል እውነተኛ ሲሆን ከጌታህ አወረደው።» በላቸው።
قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

103. እነርሱም «እርሱን ቁርአንን የሚያስተምረው ሰው ብቻ ነው።» ማለታቸውን በእርግጥ እናውቃለን። የዚያ ወደ እርሱ የሚያስጠጉበት ሰው ቋንቋ ዐረብኛ ያልሆነ ዐጀምኛ ነው። ይህ ቁርአን ግን በግልጽ በዐረብኛ ቋንቋ የተነገረ ነው።
وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِّسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾

104. እነዚያን በአላህ አናቅጽ የማያምኑትን አላህ አይመራቸውም። ለእነርሱም አሳማሚ ቅጣት አለባቸው።
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

105. ውሸትን የሚቀጣጥፉት እነዚያ በአላህ አናቅጽ የማያምኑት ብቻ ናቸው። እነዚያም ውሸታሞቹ እነርሱ ብቻ ናቸው።
إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

106. ከእምነቱ በኋላ በአላህ የካደ ሰው ብርቱ ቅጣት አለው። ልቡ በእምነት የረካ ሆኖ በክሕደት ቃል ለመናገር የተገደደ ሰው ብቻ ሲቀር። ግን ልባቸውን በክሕደት የከፈቱ ሰዎች ከአላህ ቁጣ አለባቸው። ለእነርሱም ታላቅ ቅጣት አላቸው።
مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

107. ይህ ቅጣት እነርሱ ቅርቢቱን ሕይወት ከመጨረሻይቱ በመምረጣቸው ምክንያትና አላህም ከሐዲያንን ሕዝቦች የማያቀና በመሆኑ ነው።
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾

108. እነዚያ እነርሱ በልባቸው፤ በዓይኖቻቸውና በጆሮቻቸውም ላይ አላህ ያተመባቸው ናቸው። እነዚያም ዝንጉዎቹ እነርሱ ብቻ ናቸው።
أُولَئِكَ الَّذِينَ طَعَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٨﴾

109. እነርሱ በመጨረሻይቱ ዓለም ከሰራዎቹ እነርሱ ለመሆናቸው ጥርጥር የለም።
لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٠٩﴾

110. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከዚያም ጌታህ ለእነዚያ ከተፈተኑ በኋላ ለተሰደዱት ከዚያም ለታገሉትና ለታገሡት ሁሉ ጌታህም ከፈተናዎ በኋላ በእርግጥ መሐሪና አዛኝ ነው።
ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾

111. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ነፍስ ሁሉ ከራሷ ላይ የምትከራከር ሆና የምትመጣበትን ነፍስም ሁሉ የሠራችውን ዋጋ የምትቀበልበትን ቀን (አስታውስ):: እነርሱም ፈጹሞ አይበደሉም::

*يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهَمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾

112. አላህ ጸጥተኛ የረከች ሲሳይዋ ሰፊ ሆኖ ከየስፍራው ይመጣላት የነበረችውንና ከዚያም በአላህ ጸጋዎች የካደችውን አላህም ይሠሩት በነበሩት ታጢአት የረሀብንና የፍርሀትን ቅጣቶች ያቀመሳትን ከተማ ምሳሌ አደረገ::

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

113. ከእነርሱም ውስጥ የሆነ መልዕክተኛም በእርግጥ መጣላቸው:: አስተባባሉትም እነርሱም በዳዬች ሆነው ቅጣቱ ያዘቸው::

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ رَّسُولٌ مِنهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾

114. አላህም ከሰጣችሁ ሲሳይ የተፈቀደና ንጹሕ ሲሆን ብሉ:: የአላህንም ጸጋ እርሱን የምትገዙት ከሆናችሁ አመስግኑት::

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

115. በእናንተ ላይ እርም ያደረገው በክትን፣ ደምን፣ የአሳማን ሥጋ፣ ያንንም በሚታረድ ጊዜ በእርሱ ላይ ከአላህ ስም ሌላ የተወሰነበት ብቻ ነው:: አመጸኛና ወሰን አላፊም ሳይሆን ከእነዚህ አንዱን ለመብላት የተገደደ ሰው ይፈቀድላታል:: አላህ መሐሪና አዛኝ ነውና::

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِۦ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَآغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾

116. (ሰዎች ሆይ) በአላህ ላይ ውሸትን ልትቀጣጥፉ ምላሶቻችሁ በሚመጡት ውሸት «ይህ የተፈቀደ ነው፤ ይህ ደግሞ እርም ነው» አትባሉ:: እነዚያ በአላህ ላይ ውሸትን የሚቀጣጥፉ ክፍሎች በፍጹም አይድኑም::

وَلَا تَتَّبِعُوا لِمَا يُصِفُوا لِكُذِّبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِّبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِّبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

117. ጥቂት መጣቀም ብቻ አላላቸው:: ለእነርሱም አሳማሚ ቅጣት አለባቸው::

مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

118. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በእነዚያ አይሁድ በሆኑት ሰዎች ላይ ከአሁን በፊት ባንተ ላይ የተረከነውን ነገር እርም አድርገንባቸዋል:: እኛም አልበደልናቸዋል:: ግን ራሳቸው ነፍሶቻቸውን ይበድሉ ነበሩ::

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾

119. ከዚያም ጌታህ ለእነዚያ በስህተት መጥፎን ለሠሩትና ከዚያም ከዚህ በኋላ ለተጸጸቱ ሠራቸውንም ላበጁ ጌታህ ከእርሷ በኋላ በእርግጥ መሐሪና አዛኝ ነው::

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾

120. ኢብራሂም ለአላህ ታዛዥ፤ ወደ ቀጥተኛ ሃይማኖት ተዘንባይ ሀዝብ ነበር። ከአጋሪዎችም አልነበረም።

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

121. ለጸጋዎቹ አመስጋኝ ነበር። መረጠው። ወደ ቀጥተኛውም መንገድ መራው።

شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ أَجْتَبَنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾

122. በቅርቢቱም ዓለም በጎ ነገርን ሰጠው። እርሱም በመጨረሻይቱ ዓለም በእርግጥ ከመልካሞቹ ነው።

وَمَا تَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾

123. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከዚያም የኢብራሂምን ሃይማኖት ቀጥተኛ ሲሆን ተከተል። ከአጋሪዎቹም አልነበረም ማለትን ወደ አንተ አወረድን።

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

124. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በቅዳሜ ቀን መስራት ክልክል የተደረገው በእነዚያ በእርሱ በተለያዩበት ሰዎች ላይ ብቻ ነው። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህም በትንሳኤ ቀን ይለያዩበት በነበሩት ነገር በመካከላቸው በእርግጥ ይፈረዳል።

إِنَّمَا جُعِلَ اللَّسْبُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

125. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ ጌታህ መንገድ በብልሃትና በመልካም ግሳጼ በለዘብተኛ ቃልም ሰዎችን ጥራ። በዚያችም እርሷ መልካም በሆነችው ዘዴ ተከራከራቸው። ጌታህ ከመንገዱ የተሳሳተውን ሰው አዋቂ ነው። እንደዚሁም እርሱ ቅን የሆኑትን ሰዎች አዋቂ ነው።

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

126. (ሙስሊሞች ሆይ!) ብትበቀሉም በእርሱ በተቀጣችሁበት ብጤ ተበቀሉ። ብትታገሱ ግን እርሱ ለታጋሾች በእርግጥ በላጭ ነው።

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

127. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ታገስ። መታገስህ በአላህ ማስቻል ብቻ እንጂ አይደለም። በእነርሱም ላይ ባያምኑ አትተክዝ። ባንተ ላይ በሚመክሩት ተንኮልም በጭንቀት ውስጥ አትሁን።

وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾

128. አላህ ከእነዚያ እነርሱ ከሚፈሩትና ከእነዚያም እነርሱ ከመልካም ሠሪ ከሆኑት ሰዎች ጋር ነው።

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

ሱረቱ አል ኢስራዕ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ጥራት ለዚያ ባሪያውን (ሙሐመድን) ከተከበረው የሐረም መስጊድ ወደ እዚያ ዙሪያውን ወደ ባረክነው ሩቁ (አል አቅሲ) መስጊድ በሌሊት ለወሰደው አምላክ ለአላህ ይሁን:: ይህን ያደረግን ተዓምራታችንን ልናሳየው ነው:: እነሆ እርሱ (አላህ) ሰሚዉና ተመልካቹ ነው::

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ عَابَتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾

2. ለሙሳም (ተውራት የተባለውን) መጽሐፍ ሰጠነውና ለኢስራኢል ልጆች መሪ አደረግነው:: ከእኔ ሌላ ወኪል (መጠጊያ) አድርጋችሁ ማንንም አታድርጉ“ ስንልም አዘዝናቸው::

وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكَيْلًا ﴿٢﴾

3. «ከኑህ ጋር (በመርከቧ ላይ) የጫንናቸው (አማኝ) ዝርዦች ሆይ! (አላህን ተገዙ)፤ ኑህ በእርግጥ አምላኩን በብዛት አመስጋኝ ባሪያ ነበርና» አልናቸው::

ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٣﴾

4. ለኢስራኢል ልጆችም: “በምድር ላይ ሁለት ጊዜ ጥፋት ትፈጽማላችሁ:: አለቅጥም አምባገነን ትሆናላችሁ::” ስንል በመጽሐፍ ውስጥ ገለጽን::

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا ﴿٤﴾

5. ከሁለቱ የመጀመሪያው ጥፋት መፈጸሚያ ወቅቱ በደረሰ ጊዜ የበረታ ኃይል ያላቸውን ባሮቻችንን በእናነተ ላይ ላክንባችሁ:: እነርሱም ቤቶችን ሁሉ በረቡ:: ይህ መፈጸሙ የማይቀር ውሳኔ ነበር::

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَلِ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ﴿٥﴾

6. (የኢስራኢል ልጆች ሆይ!) ከዚያም በኋላ በእነርሱ ላይ የድል አድራጊነትን እድል ሰጠናችሁ:: ገንዘብንና ወንዶች ልጆችንም ለገስናችሁ:: በሰው ኃይልም ብዙ አደረግናችሁ::

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾

7. መልካምን ብትሠሩ ለነፍሶቻችሁ መልካምን ሠራችሁ:: መጥፎንም ብትሠሩ በነፍሶቻችሁ ላይ ነው:: የኋለኛይቱ ጥፋት ቀጠሮ በደረሰ ጊዜ ፊቶቻችሁን ሊያስከፍ፤ መስጊዱንም በመጀመሪያ ጊዜ እንደገቡቡት ሊገቡ፤ ያስገኛችንም ሁሉ ፈጽመው ማጥፋትን እንዲያጠፉ እንልካቸዋለን::

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْسُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾

8. (የኢስራኢል ልጆች ሆይ! በመጽሐፍም አልን ብትጸጸቱ) «ኃታችሁ ሊያዝንላችሁ ይከጀላል:: ወደ ማጥፋት እንደገና ብትመለሱም እኛም ወደ ቅጣቱ

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾

እንመለሳለን። ገሀነምንም ለከተዲያን ሁሉ ማሰሪያ አድርገናል።»

9. ይህ ቁርአን ወደዚያች በሁሉ ነገር ቀጥተኛ ወደ ሆነችው መንገድ ይመራል። እነዚያንም በጎ የሚሠሩትንም አማኞች ለእነርሱ ታላቅ ምንጻ ያላቸው መሆኑን ያበስራል።

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَيِّنُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

10. እነዚያም በመጨረሻይቱ ዓለም የማያምኑት ለእነርሱ አሳማሚ ቅጣትን አዘጋጅተንላቸዋል።

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾

11. ሰው መልካምን ነገር እንደሚለምን ሁሉ መጥፎንም ነገር ይለምናል። ሰውም ቸኪይ ነውና።

وَيَذُغُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾

12. ሌሊትንና ቀንን ለችሎታችን ምልክቶች አደረግን። የሌሊትን ምልክትም አበስን። የቀንን ምልክትም የምታሳይ አደረግን። ይህም የሆነበት ከአላህ ትርፍን ልትፈልጉበትና የዓመታትንም ቁጥርና ሒሳብን ታውቁበት ዘንድ ነው። ነገሩንም ሁሉ ለያይተን ዘረዘርነው።

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنْ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

13. ሰውን ሁሉ በራሪውን (ሥራውን) በአንገቱ ላይ አስያዝነው። ለእርሱም በትንሣኤ ቀን የተዘረጋ ሆኖ የሚያገኘው የሆነን መጽሐፍ እናወጣለን።

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾

14. (ከዚያም) «መጽሐፍህን አንብብ። ዛሬ በንተ ላይ ተቆጣጣሪነት በነፍስህ ብቻ በቃ።» ይባላል።

أَفَرَأَى كِتَابِكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾

15. በቀናው መንገድ የተመራ ሁሉ የሚመራው ለእራሱ ብቻ ነው። ከቀናው መንገድ የተሳሳተም የመሳሰሉ ጉዳት በእርሱ ላይ ብቻ ነው። ተሸካሚም ነፍስ የሌላይቱን ኃጢአት አትሸከምም። መልዕክተኛንም እስከምንልክ ድረስ ማንንም የምንቀጣ አይደለንም።

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

16. ማንኛውንም ከተማ ለማጥፋት በፈለግን ጊዜ ባለ ጸጋዎችን እናዛቸዋለን። በውስጧም ያምፃሉ። በእርሷም ላይ የቅጣት ቃሉ ይፈጸምባታል። ከዚያም ማውደምን እናወድማታለን።

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

17. ከኑሕም በኋላ ከየክፍለ ዘመናት ሰዎች ያጠፋናቸው ብዙዎች ናቸው። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የባሮቹንም ኃጢአቶች ውስጠ አዋቂ ተመልካች መሆን በጌታህ ብቻ በቃ።

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

18. ጊዜያዊቱን ዓለም (በሥራው) የሚፈልግ ሁሉ ለእርሱ ከእርሷ ውስጥ የፈለግነውን ጸጋ ብቻ ለምንፈልገውም ብቻ እናስቸኩልለታለን። ከዚያም ለእርሱ ገሀነምን መኖሪያ አድርገንለታል። ተወቃሽና ከአላህ እዝነት የተባረረ ሆኖ ይገባባታል።

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا ﴿١٨﴾

19. የመጨረሻይቱን ዓለም የፈለገ እና እርሱ አማኝ ሆኖ ለእርሷ ተገቢ የሆነን ሥራ የሠራ ደግሞ እነዚህ ሥራቸው የተመሰገነ ይሆናል።

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾

20. ሁሉንም እነዚህንም እነዚያንም ከጌታህ ስጦታ በዚህ ዓለም እንጨምርላቸዋለን። የጌታህም ስጦታ በዚች ዓለም ክልክል አይደለም።

كَلَّا نُبَدِّلُ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾

21. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከፊላቸውን በከፊሉ ላይ እንዴት እንዳስበለጥን ተመልከት። የመጨረሻይቱም ሀገር በማዕረጎች በጣም የከበረችና በመብለጥም የላቀች ናት።

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾

22. (የሰው ልጅ ሆይ!) ከአላህ ጋር ሌላን አምላክ አታድርግ። የተወቀስክ፤ ረዳት የሌላህ ትሆናለህና።

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُومًا ﴿٢٢﴾

23. (የሰው ልጅ ሆይ!) ጌታህ እንዲህ ሲል አዘዘ። እርሱን እንጂ ሌላን አትገዛ፤ ለወላጆቻችሁም መልካምን ሥሩ፤ ባንተ ዘንድ ሆነው ከወላጆቻህ አንዳቸው ወይም ሁለታቸው እርጅናን ቢደርሱ «ኡፍ!» እንኳን አትባላቸው። አትገላምጣቸውም። ለእነርሱም መልካምን ቃል ብቻ ተናገራቸው።

* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْفٍ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

24. (ልጅ ሆይ!) ለሁለቱም የመተናነስ ክንፍን ዝቅ አድርግላቸው። «ጌታዬ ሆይ! በሕጻንነቴ በርህራሄ እንዳሳደጉኝ ሁሉ ለእነርሱም እዘንላቸው።» በልም።

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّبَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

25. (ሰዎች ሆይ!) ጌታችሁ በነፍሶቻችሁ ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ ይበልጥ አዋቂ ነው። ታዛዥችም ብትሆኑ ወይም ብታጠፉ እርሱ ለተመላሾች ሁሉ መሐረ ነው።

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾

26. (የሰው ልጅ ሆይ!) ለዝምድና ባለቤት ሁሉ ተገቢ መብቱን ስጥ። ለምስኪንና ለመንገደኛም እንዲሁ መብቱን ስጥ። (በሁሉም ነገር ላይ) ማባከንንም አታባክን።

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْدِرُوا بِنَدْيِرَا ﴿٢٦﴾

27. አባካኞች የሰይጣናት ወንድሞች ናቸውና። ሰይጣንም ለጌታው ብርቱ ከሐዲ ነው።

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

28. ከጌታህም የምትከጅላትን ጸጋ ለማምጣት በማሰብ ከእነርሱ ብትዘር ለእነርሱ ልዝብን ቃል ተናገራቸው።

وَأَمَّا تَعْرِضُ عَنْهُمْ أْبَيَعَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

29. እጅህን ወደ አንገትህ ታጥፋ የታሠረች አታድርግ። መዘርጋትንም ሁሉ አትዘርጋት። የተወቀስክና የተቆጬህ ትሆናለህና።

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

30. ጌታህ ሲሳይን ለሚፈልገው ሁሉ ያሰፋል። ለሚፈልገውም ያጠባል። እርሱ በባሮቹ ሁኔታ ውስጠ አዋቂና ተመልካች ነውና።

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

31. (ሰዎች ሆይ!) ልጆቻችሁንም ድህነትን በመፍራት አትግደሉ። እኛ እንመግባችዋለን። እናንተንም እንመግባችኋለን። እነርሱን መግደል ታላቅ ኃጢአት ነውና።

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِنَّا كُمْ أَن نَقْتُلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

32. (ሰዎች ሆይ!) ዝሙትንም አትቅረቡ። እርሱ በእርግጥ ሙጥፎ ሥራ ነውና። መንገድነቱም ከፋ!

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّزْقَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

33. (ሰዎች ሆይ!) ያቸንም አላህ ያከበራትን ነፍስ ያለ ሕግ አትግደሉ። የተበደለ ሆኖ ለተገደለም ሰው ዘመዱ በገዳዩ ላይ ስልጣንን አድርገንለታል። በመግደል ወሰንን አይለፍ። እርሱ እገዛ ያለው ነውና።

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَيْهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

34. (ሰዎች ሆይ!) የየቲምንም ገንዘብ የብርታቱን ጊዜ እስኪደርስ ድረስ በዚያች እርሷ መልካም በሆነች ሁኔታ እንጂ አትቅረቡ። በቃል ኪዳናችሁም ሙሉ። ቃል ኪዳን የሚጠየቁበት ጉዳይ ነውና።

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

35. (ሰዎች ሆይ!) በሰፈራችሁም ጊዜ ስፍርን ሙሉ። በትክክለኛው ሚዛንም መዝኑ። ይህ መልካም ነገር ነው። መጨረሻዎም ያማረ ነው።

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ۗ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

36. (የሰው ልጅ ሆይ!) ላንተ በእርሱ እውቀት የሌላህንም ነገር አትከተል። መስሚያ፣ ማያ፣ ማሰቢያም እነዚህ ሁሉ ባለቤታቸው ከእነርሱ ተጠያቂ ነውና።

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

37. (የሰው ልጅ ሆይ!) በምድር ላይ የተንበጣረርክ ሆነህም አትሂድ። አንተ ፈጽሞ ምድርን አትሰረጉድምና። በርዝመትም ፈጽሞ ጋራዎችን አትደርስምና።

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

38. (የሰው ልጅ ሆይ!) ይህ ሁሉ ክፋቱ ከጌታህ ዘንድ የተጠለ ነው።

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

39. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህ ጌታህ ከጥበብ ወደ አንተ ካወረደው ነገር ነው። ከአላህ ጋር ሌላን አምላክ አታድርግ። የተወቀስክ፤ የተበረረክ ሆነህ በገሀነም ውስጥ ትጣላለህና።

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾

40. (ጣኦታዊያን ሆይ!) ጌታችሁ በወንዶች ልጆች መረጣችሁና ከመላዕክት ሴቶችን ልጆች ለራሱ ያዘነ? ለመለኪያ ስርዓት ተቀምጠው ለእርሱ ይታዩ።

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْسَانًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

41. ይገሰጹ ዘንድ በዚህ ቁርአን ውስጥ ደጋግመን በእርግጥ ገለጽን። ለእነርሱ ግን ከትክክለኛው መንገድ መበርገግን እንጂ ሌላን አይጨምርላቸውም።

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾

42. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እነርሱ እንደሚሉት ከእርሱ ጋር ሌላ አማልክት በነበሩ ኖሮ ያን ጊዜ ወደ ዐርሹ ባለቤት መንገድን በፈለጉ ነበር።» በላቸው።

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

43. ጥራት ይገባው። አላህ እነርሱ ከሚሉት ነገር ሁሉ ከፍ ያለን ልቅና ላቀ።

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُقُولُونَ غُلُوبًا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾

44. ሰባቱ ሰማያትና ምድር እንዲሁም በውስጣቸውም ያለው ሁሉ እርሱን ያጠራሉ። ከነገሩ ሁሉ እሱን ከማመስገን ጋር የሚያጠራው እንጂ አንድም የለም። ማጥራታቸውን ግን አታውቁትም። እርሱ ታጋሽና መሐረ ነው።

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

45. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ቁርአንን ባነበብክ ጊዜ ባንተና በእነዚያ በመጨረሻይቱ ዓለም በማያምኑት ሰዎች መካከል የሚሸሸግን ግርዶሽ አድርገናል።

وَإِذَا قُرَأَتْ آفَاقُ الْقُرْآنِ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾

46. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እንዳያውቁትም በልበቻቸው ላይ ሽፋንን፤ በጆሮቻቸውም ውስጥ ድንቁርናን አደረግን። ጌታህንም ብቻውን ሆኖ በቁርአን ባወሰሀው ጊዜ የሚሸሹ ሆነው በጀርባዎቻቸው ላይ ይዘራሉ።

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِرَتْ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحَدَّهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَذْبَانِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾

47. እኛ ወደ አንተ በሚያዳምጡ፤ በሚንሸካሸኩ፤ በዳዮችም እርስ በእርሳቸው «የተደገመበትን ሰው እንጂ አትከተሉም።» በሚሉ ጊዜ የሚያዳምጡበትን ምክንያት አዋቂ ነን።

خُنِيَ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾

48. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ላንተ ምሳሌዎችን እንዴት እንዳደረጉልህና ከዚያም እንዴት እንደ ተሳሰቱ ተመልከት። ወደ እውነቱ

أَنْظُرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

ለመድረስ ትክክለኛውን መንገድ መከተል አይችሉም።

49. አሉም፡- «አጥንቶችና ብስብሶች በሆን ጊዜ እኛ እንዴት እንደገና አዲስ ፍጥረት ሆነን በእርግጥ ተቀስቃሾች እንሆናለን?» ﴿خَلَقًا جَدِيدًا﴾

50. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) (እንዲህ) በላቸው፡ «ድንጋዮች ወይም ብረትም ሁኑ፤ ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾

51. ወይም በልቦቻቸው ውስጥ የሚተልቅን ፍጥረትም ሁኑ (መቀስቀሳችሁ አይቀርም።)» «የሚመልሰንም ማነው?» ይላሉም። «ያ በመጀመሪያ ጊዜ የፈጠራችሁ ነው።» በላቸው። ወደ አንተም ራሶቻቸውን ይነቀንቃሉ። «እርሱም መቼ ነው?» ይላሉም። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ! እንዲህ) በላቸው፡ «እርሱ በቅርብ ቀን ሊሆን ይችላል። ﴿مَتَىٰ هُوَ ۗ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا﴾

52. «እርሱም የሚጠራችሁንና አላህን አመስጋኞቹ ሆናችሁ ጥሪውን የምትቀበሉበት፤ ጥቂትን ቀናት እንጂ ያልቆያችሁ መሆናችሁን የምትጠራጠሩበት ቀን ነው።» በላቸው። ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾

53. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ለባሮቼም ንገራቸው። መልካም የሆነችውን ቃል ብቻ ይናገሩ። ሰይጣን በመካከላቸው ያበላሻልና። ሰይጣን ለሰው ልጆች ግልጽ ጠላት ነውና። ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّا الشَّيْطَانُ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾

54. (ሰዎች ሆይ!) ጌታችሁ በእናንተ ሁኔታ አዋቂ ነው። ቢፈልግ ያዝንላችኋል፤ ቢፈልግም ይቀጥችኋል። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በእነርሱ ላይ ሀላፊ ሆነህ አላክንህም። አታስገድዳቸዉም። ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۗ إِنَّ يَشَأُ يَرْحَمَكُم ۖ أَوْ إِن يَشَأُ يُعَذِّبِكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾

55. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ በሰማያትና በምድር ያለውን ሁሉ አዋቂ ነው። ከፊሉን ነብያት በከፊሉ ላይ አብልጠናል። ዳውድንም ዘቡርን ሰጥተነዋል። ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ وَعَاتَيْنَا دَاوُدَ ذُبُورًا﴾

56. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በላቸው (ጣዖታዊያን ሆይ!) « እነዚያን ከእርሱ ሌላ አማልዕክት የምትሏቸውን እስቲ ጥሯቸው። ከናንተም ላይ ጉዳትን ማስወገድን ወደ ሌላ ማዘርንም አይችሉም።» ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ ۚ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾

57. እነዚያ እነርሱ የሚገዟቸው ማንኛቸውም (ወደ አላህ) በጣም ቀራቢያቸው እንኳን ለራሳቸው ወደ ጌታቸው መቃረቢያን ሥራ ይፈልጋሉ። እዝነቱንም ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ۗ

ይከፈሉሉ። ቅጣቱንም ይፈራሉ። (መልዕክተኛችን ጠላታችንን ጠላታችንም ይፈራሉ።) የጌታህ ቅጣት የሚፈራ ነውና።

وَيَخَافُونَ عَذَابَهَا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

58. አንዲትም ከተማ የላችም እኛ ከትንሳኤ ቀን በፊት አጥፊዎችዋ ወይም ብርቱን ቅጣት ቀጭዎችዋ ብንሆን እንጂ። ይህም በመጽሐፍ የተጻፈ ነው።

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ آلِفِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾

59. ተዓምራትን ከመለክ የቀድሞዎቹ ሰዎች በእርሷ ማስተባበልና መጥፋት እንጂ ሌላ አልከለከለንም። ለሠሙድም ግመልን ግልጽ ተዓምር ሆና ሰጠናቸው። በእርሷም በይዳ፤ ተዓምራትንም ለማስፈራራት እንጂ አንልክም።

وَمَا مَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾

60. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ላንተም ጌታህ በእውቀቱ ሰዎችን ያከበበ መሆኑን በነገርንህ ጊዜ የሆነውን አስታውስ። በሌሊቱ ጉዞ በዓይንህ ያሳየንህም ትርኢት ለሰዎች ፈተና እንጂ አላደረግንዉም። በቁርአንም የተረገመችውን ዛፍ እንደዚሁ ፈተና እንጂ አላደረግንም፤ እናስፈራራቸዋለንም፤ ትልቅንም ጥመት እንጂ አይጨምርላቸዉም።

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا آلُرَعْيَا آلِيَّ أَرْبَابًا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحُوتُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

61. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለመላዕክትም «ለአደም ስገዱ» ባልናቸው ጊዜ የነበረውን ሁኔታ አስታውስ። ወዲያዉም ስገዱ ዲያብሎስ ብቻ ሲቀር «ከጭቃ ለፈጠርከው ሰው እሰግዳለሁን?» አለ።

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ مَا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾

62. «እስቲ ንገረኝ ይህ ያ በእኔ ላይ ያበለጥከው ነውን? እስከ ትንሳኤ ቀን ድረስ ብታቆዩኝ ዘሮቹን ጥቂቶች ሲቀሩ ወደ ስህተት በእርግጥ እስባቸዋለሁ።» አለ።

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْفِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾

63. አላህም አለው: «ሂድ ከእነርሱም የተከተለህ ገሀነም የተሟላች ቅጣት ስትሆን ፍዳችሁ ናት።»

قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿٦٣﴾

64. «ከእነርሱ የቻልከውንም ሰው በድምጽህ ገፋፋ። በእነርሱም ላይ በፈረሰኞችህ በእግረኞችህም ሆነህ ለልብ (አውጅ)። በገንዘቦቻቸዉም በልጆቻቸዉም ተጋራቸው። የተስፋ ቃልም ግባላቸው።» ሰይጣንም ማታለልን እንጂ ተስፋ ቃልን አይገባላቸዉም።

وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْطَعْتِ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

65. ንጹህ ባሮቹ ግን በእነርሱ ላይ ፈጽሞ ላንተ ስልጣን የለህም። ዋስም በጌታህ በቃ።

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكُنِي بِرَبِّكَ وَكَيْلًا ﴿٦٥﴾

66. (ሰዎች ሆይ!) ጌታችሁ ያ ከችሮታው ትፈልጉ ለእርሱ ለእናንተ የሚነዳላችሁ ለእርሱ ለእናንተ አዛኝ ነው። እነሆ እርሱ ለእናንተ አዛኝ ነው።

رَبُّكُمُ الَّذِي يُرِيكُمُ اللَّيْلَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّجْمَ فِي السَّمَاءِ وَإِلَيْهِ تُجْأُونَ وَمَا أَدْرَاكُم بِهِ آيَاتِهِ أَأَنْتُمْ أَنْتُمُ الْمُتَكَبِّرُونَ ﴿٦٦﴾

67. በባህሩ ውስጥ ሆናችሁ ጉዳት በደረሰባችሁ ጊዜ የምትጠሯቸው አማልክት ሁሉ ይጠፋባችሁና እርሱ አላህ ብቻ ይቀራል። ወደ የብስም በማድረስ ባዳናችሁ ጊዜ እምነትን ትተዋላችሁ። ሰው ሲባል በጣም ከሐዲ ነው።

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهًا فَلَمَّا نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ الْبَحْرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

68. (ሰዎች ሆይ!) የየብሱን በኩል ምድርን በናንተ መገልበጡን ወይም ጠጠርን የያዘ ንፋስን በእናንተ ላይ መላኩን ከዚያም ለእናንተ ጠባቂ አለማግኘታችሁን አትፈሩምን?

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِّفَ بِكُمْ جَانِبَ اللَّيْلِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وِكِيلًا ﴿٦٨﴾

69. ወይስ ሌላ ጊዜ ወደ እርሱ (ወደ ባህር) የሚመልሳችሁ ወዲያውኑም በእናንተ ላይ ብርቱን ነፋስ የሚልክ፤ በክህደታችሁም ምክንያት የሚያሰምጣችሁ መሆኑን ከዚያም በእኛ ላይ በእርሱ ተከታይነት (ረዳትን) ለእናንተ የማታገኙ መሆናችሁን አትፈሩምን?

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغَرِّقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

70. የአደምን ልጆች በእርግጥ ከሌላው ፍጡር አከበርናቸው። በየብስፍ በባህርም አሳፈርናቸው። ከመልካሞችም ሲሰዩችም ሰጠናቸው፤ ከፈጠርናቸው ፍጡራንም በብዙዎቹ ላይ ማብላጥን አበለጥናቸው።

*وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

71. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ሰዎችን ሁሉ በመሪያቸው የምንጠራበትን ቀን አስታውስ። ያ መጽሐፉንም በቀኙ የተሰጠ ሰው እነዚያ መጽሐፋቸውን ያነባሉ፤ በተምር ፍሬ ስንጥቅ ላይ ያለውን ክር ያክል እንኳን አይበደሉም።

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنثَىٰ بِمَا صَمِعَتْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾

72. በዚህች ዓለም ልቦ እውር የሆነ ሰው ሁሉ እርሱ በመጨረሻይቱም ዓለም እውር ነው። መንገድንም በጣም የተሳሳተ ነው።

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

73. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነሆ ከዚያም ወደ አንተ ካወረድነው ሌላን በእኛ ላይ ትዋሽ ዘንድ ሊፈትኑህ በእርግጥ ተቃረቡ፤ ያን ጊዜም ወዳጅ አድርገው በያዙህ ነበር።

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَا تُجَدُّوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾

74. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ባላረጋጋንህም ኖሮ ወደ እነርሱ ጥቂትን ዝንባሌ ልትዘነበል በእርግጥ በተቃረብክ ነበር።

وَلَوْلَا أَنْ تَبَتَّلْنَا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

75. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ያን ጊዜ የሕይወትን ሆነ የሞትን ድርብ ቅጣት እናቀምስህ ነበር። ከዚያም ላንተ በእኛ ላይ ረዳትን አታገኝም ነበር።

إِذَا لَأَذَقْتَنَّكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

76. ከምድረቱ (ከዓረብ) ምድር ከእርሷ ያወጡህ ዘንድ ሊያሸጥሩህ በእርግጥ ተቃረኑ። ያን ጊዜም ከንተ በኋላ ጥቂትን ጊዜ እንጂ አይቆዩም ነበር።

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِئُوْكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُوْنَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾

77. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከመልዕክተኞቻችን ከንተ በፊት በእርግጥ እንደ ላክናቸው ሰዎች ልማድ ብጤ ይጠፋ ነበር፤ ለልማዳችንም መለወጥን አታገኝም (አይለወጥም)።

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

78. ሰላትን ከጸሐይ መዘንበል እስከ ሌሊት ጨለማ ድረስ ስገድ። የጎህንም ሰላት ስገድ። የጎህ ሰላት መላዕክት የሚገኙበት ነውና።

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ إِلَى الْعَسَىٰ لَيْلٍ وَقُرْعَانَ الْعُفْجِرِ إِنَّ قُرْعَانَ الْعُفْجِرِ كَانَ مُشْهُودًا ﴿٧٨﴾

79. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከሌሊት ላንተ ተጨማሪ የሆነችን ሰላት በቁርኣን ስገድ። ጌታህ ምስገን በሆነ ስፍራ በእርግጥ ያቆምሃልና።

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَنَّ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

80. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በልም፡ «ጌታዬ ሆይ! የተወደደን መግባት አስገባኝ፤ የተወደደንም መውጣት አስወጣኝ። ለእኔም ከንተ ዘንድ የተረዳን ስልጣን አድርግልኝ።»

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيرًا ﴿٨٠﴾

81. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እውነት መጣ ውሸትም ተወገደ፤ እነሆ ውሸት ተወጋጅ ነውና።» በል።

وَقُلْ جَاءَ الْخَطْبُ وَرَهَقَ الْبَطْلُ إِنَّ الْبَطْلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

82. ከቁርኣን ለአማኞች መድሐኒትና እዝነት የሆነን እናወርዳለን በዳዮችንም ኪሳራን እንጂ ሌላ አይጨምርላቸውም።

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

83. በሰውም ላይ ጸጋችንን በለገስን ጊዜ ከምስጋና ይዘራል ጎኑንም ከእውነት ያርቃል። ችግርም በነካው ጊዜ ተስፋ ቆራጭ ይሆናል።

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٣﴾

84. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ሁሉም በሚመስለው መንገድ ላይ ይሠራል። ጌታችሁም እርሱ መንገዱ ቀጥተኛ የሆነውን አዋቂ ነው።» በላቸው።

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

85. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከሐዲያን ከሩህ ይጠይቁሃል። «ሩህ ከጌታዬ ነገር ነው።»

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

ከእውቀትም ጥቂትን እንጂ አልተሰጣችሁም።»

በላቸው።

86. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ብንሻ ያንን ወደ አንተ ያወረድነውን በእርግጥ እንወስድብሃለን። ከዚያም ለንተ በእኛ ላይ በእርሱ ለማስመለስ ተያዢን አታገኝም።

وَلَيْنَ شِئْنَا لَنَدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾

87. ግን ከጌታህ በሆነው እዝነት ጠበቅነው። ችሮታው ባንተ ላይ ታላቅ ነውና።

إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾

88. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ሰዎችና ጋኔኖች የዚህን ቁርአን ቢጤ በማምጣት ላይ ቢሰበሰቡና ከፊላቸው ለከፊሉ ረዳት ቢሆኑም እንደ ብጤውን አያመጡም።» በላቸው።

فَل لَّيْنٍ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِيَنُ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِيَمِيلٍ هَذَا الْفُرْعَانِ لَا يَأْتُونَ بِيَمِيلِهِمْ وَلَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

89. በዚህም ቁርአን ውስጥ ከምሳሌው ሁሉ ለሰዎች በእርግጥ መላልሰን አብራራን። አብዛኞቹም ሰዎች ክህደትን እንጂ ሌላን እምቢ አሉ።

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْفُرْعَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾

90. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አሉም። «ለእኛ ከምድር ምንጭን እስከምታፈልቅልን ድረስ ለንተ አናምንም።

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَنْفَجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩٠﴾

91. «ወይም ከዘንባባዎችና ከወይን የሆነች አትክልት ለንተ እስከምትኖርህና በመካከሏም ጅረቶችን በብዛት እስከምታንቧቧ ድረስ

أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعَنْبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا فَتَجِيرًا ﴿٩١﴾

92. «ወይም እንደምትለው ከሰማይ ቁራጮችን በእኛ ላይ እስከምታወርድ ወይም አላህንና መላዕክትን በግልጽ እስከምታመጣ ድረስ

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِلِلِّهِ وَالْمَلَكِيَّةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾

93. «ወይም ከወርቅ የሆነ ቤት ለንተ እስከሚኖርህ ወይም በሰማይ እስከምትወጣ፤ ለመውጣትህም በእኛ ላይ የምናነበው የሆነን መጽሐፍ እስከምታወርድልን ድረስ ፈጽሞ አናምንልህም።» አሉ። «ጌታዬ ጥራት ይገባው። እኔ መልዕክተኛ (የሆንኩ) ሰው እንጂ ሌላ ነገር ነኝ እንዴ?!» በላቸው።

أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ فُلُ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٣﴾

94. ሰዎችን መሪ ቁርአን በመጣላቸው ጊዜ በሱ ከማመን «አላህ ሰውን መልዕክተኛ አድርጎ ላከን?» ማለታቸው ብቻ እንጂ ሌላ አልከለከላቸውም።

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾

95. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በምድር ላይ ተረጋግተው የሚጓዙ መላእክት ቢኖሩ ኑሮ ከሰማይ የመልአክ መልዕክተኛ እናወርድላቸው እንደነበር ንገራቸው።

فَلَوْ كَانُ فِي الْأَرْضِ مَلَكَ يَشْهَدُونَ مُظْمِئَاتِنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾

96. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «በእኔና በእናንተ መካከል ላለን ልዩነት መስከረ በአላህ በቃ። ምክንያቱም እርሱ ባሮቹን ጠንቅቆ አዋቂና ተመልካች ነውና።» በላቸው።

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾

97. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ ያቀናው በእርግጥም የተቀና ማለት እርሱው ነው። እርሱ ያጠመማቸውን ግን ከቅጣቱ የሚያደናቸው ማንም ወዳጅ አታገኝላቸውም። የትንሳኤ ቀንም እውር፤ ዲዳና፤ ደንቆሮ አድርገን በፊቶቻቸው እየተሳተፉ እንሰበስባቸዋለን። መኖሪያቸውም ገሀም ናት። ሀይሏ በደከመ ጊዜም ግለትን እንጨምርላቸዋለን።

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾

98. ይህ ቅጣት የሚጠብቃቸው ቅጣታቸው ነው። ምክንያቱም በመልዕክተኞቻችን ክደው «የበሰበሰ አጥንት ከሆንና (ወደ አባራት) ከተቀየርን በኋላ እንደ አዲስ እንቀሰቀሳለን?» በማለታቸውም ነው።

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرَفْتًا أَءَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾

99. ያ ሰማያትንና ምድርን የፈጠረ አላህ ብጤያቸውን በመፍጠር ላይ ቻይ መሆኑን በእርሱ ጥርጣሬ የሌለበትንም ጊዜ ለሞትም ለትንሳኤም ለእነርሱ የወሰነ መሆኑን አላወቁም? በደለኞችም ከክህደት በስተቀር እምቢ አሉ።

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾﴾

100. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «እናንተ የጌታዬን የችሮታ መካዚኖች ብትይዙ ኖሮ ያን ጊዜ በማውጣታችሁ ማለቁን በመፍራት በጨበጣችሁ ነበር። ሰው በጣም ንፋግ ነውና።» በላቸው።

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ حَشِيئَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

101. ለሙሳ ግልጽ የሆኑን ዘጠኝ ተዓምራት በእርግጥ ሰጠው። በመጣቸውም ጊዜ የኢስራኢልን ልጆች ከፈርዖን እንዲለቀቁ ጠይቅ አልነው። ፈርዖንም፡ - «ሙሳ ሆይ! እኔ የተደገመብህ መሆንህን በእርግጥ እጠረጥርሃለሁ።» አለው።

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾

102. ሙሳም፡- «እነዚህን ተዓምራት መግሰጫዎች ሲሆኑ የሰማያትና የምድር ጌታ እንጂ ሌላ እንዳለወረዳቸው በእርግጥ አውቀሁል። እኔም ፈርዖን ሆይ! የምትጠፋ መሆንህን በእርግጥ እጠረጥርሃለሁ።» አለው።

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مُتَبَوِّرًا ﴿١٠٢﴾

103. ከምድርም ሊያባርራቸው አሰበ። እርሱንና ከእርሱ ጋር የነበሩትን ሰዎች ሁሉንም አሰመጥናቸው።

فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِرَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَعْرَفْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾

104. ከእርሱም በኋላ ለኢስራኢል ልጆች «ምድሪቱን ተቀመጡባት። የኋለኛይቱም ሰዓት ቀጠሮ በመጣ ጊዜ እናንተን የተከማቻችሁ ስትሆኑ እናመጣችኋለን።» አልናቸው።

وَقَلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾

105. ቁርኣንን በእውነትም አወረድነው። በእውነትም ወረደ። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተንም አብሳሪና አስፈራሪ አድርገን እንጂ አልላክንህም።

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾

106. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ቁርኣንንም በሰዎች ላይ ሁነህ በዝግታ ታነበው ዘንድ ከፋፈላቸው። ቀስ በቀስ ማውረድንም አወረድነው።

وَوَرَاءَنَا فَوْقَتُهُ لِنُفِّرَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٠٦﴾

107. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «በእርሱ እመኑ ወይም አትመኑ።» በላቸው። እነዚያ ከእርሱ በፊት እውቀትን የተሰጡት በእነርሱ ላይ በተነበበ ጊዜ ሰጋጆች ሆነው በሸንጎቦቻቸው ላይ ይወድቃሉ።

قُلْ ءَأَمِنُوا بِهِ ؕ أَوْ لَا تُوْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَجْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَدًا ﴿١٠٧﴾

108. ይላሉም: «ንታችን ጥራት ይገባው። እነሆ የንታችን ተስፋ ተፈጻሚ ነው።» ይላሉ።

وَيَقُولُونَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾

109. እያለቀሱም በአሸንጎቦቻቸው (በአገጮቻቸው) ላይ ይወድቃሉ። አላህም ፍርሃትን ይጨምርላቸዋል።¹

وَيَجْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾

110. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «አላህን ጥሩ ወይም አር-ረህማንን ጥሩ። ማንኛውንም ስም ብትጠሩ መልካም ነው። ለእርሱ ብዙ መልካም ስሞች አሉትና።» በላቸው። በስግደትህም ስታነብ በጣም ድምጽህን አትጮህ። በእርሷም በጣም ድምጽህን ዝቅ አታድርግ። በሁለቱ መካከል የሆነ መንገድን ፈልግ።

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

111. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ምስጋና ሁሉ ለዚያ ልጅን ላልያዘው ለእርሱም በንግስናው ተጋሪ ለሌላው ለእርሱም ከውርደት የሚያድነው ወዳጅ ለሌላው ለአላህ ብቻ ይገባው።» በል። እርሱን ማክበርንም አክብረው።

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وِثْقٌ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

¹ አዚህ የንባብ ሱጁድ (ሱጁድትላዋ) ይደረጋል።

ሱረቱ አል ከህፍ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ምስጋና ሁሉ ለዚያ መጽሐፉን በውስጡ ቅንጣት መጣመምን ሳያደርግ በባሪያው (በሙሐመድ) ላይ ላወረደው ለአላህ ብቻ ይገባው:: أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴿١﴾

2. ቀጥተኛ ሲሆን ከርሱ ዘንድ የሆነን ብርቱን ቅጣት ሊያስፈራራበት፤ እነዚያንም በጎ ሰሪዎችን ለእነርሱ መልካም ምንዳ ያላቸው መሆኑን ሊያበስርበት (አወረደው):: فَتِيمًا لِيُبَيِّنَ بِآسَا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَيِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾

3. በውስጡም ዘላለም የሚቆዩ መሆናቸውን ሊያበስርበት አወረደው:: مَنَّكِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿٣﴾

4. እነዚያንም «አላህ ልጅን ይዟል::» ያሉትን ሊያስፈራራበት (ቁርአንን አወረደው):: وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾

5. ለእነርሱም ሆነ ለአባቶቻቸው ስለ አላህ ልጅ መኖር ምንም እውቀት የላቸውም:: ከአፎቻቸው የሚወጣው ቃል ምን አከበደው! ውሸትን እንጂ ሌላን አይናገሩም:: مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾

6. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በዚህም ንግግር በቁርአን ካላመኑ በፈላጎቻቸው ላይ በቁጭት ነፍስህን አጥፊ ልትሆን ይፈራልሁል:: فَلَعَلَّكَ بَلِخِغِ تَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾

7. እኛ ማንኛቸው ሥራው ያማረ መሆኑን ልንፈትናቸው በምድር ላይ ያለን ሁሉ የእርሷ ጌጥ አደረግን:: إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَتَّبِعُوهُمْ أَنَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾

8. እኛ በእርሷ ላይ ያለውን ሁሉ በመጨረሻ ቡቃያ የሌለበት ምልጥ አፈር አድራጊዎች ነን:: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾

9. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የዋሻውና የሰሌዳው ባለቤቶች ከተዓምራታችን ሲሆኑ ግሩም መሆናቸውን አሰብክን? أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَاتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾

10. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ወጣቶቹ ወደ ዋሻው በተጠጉና: «ጌታችን ሆይ! ካንተ ዘንድ እዝነትን ስጠን:: ለእኛም ከነገራችን ቅንን ነገር አዘጋጅልን::» ባሉ ጊዜ (የሆነውን ታሪክ አስታውስ::) إِذْ أَوْىءَ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

11. በዋሻውም ውስጥ የተቆጠሩን ዓመታት በጆሮዎቻቸው ላይ መታንባቸው (አስተኛናቸው):: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾

12. ከዚያም ከሁለቱ ክፍሎች ለቆዩት ጊዜ ልክ ያረጋገጠው ማንኛው መሆኑን ልናውቅ ከተኙበት አስነሳናቸው።

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِئُوا أَمَدًا ﴿١٢﴾

13. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እኛ ወሬያቸውን ባንተ ላይ በእውነት እንተርክልሃለን። እነርሱ በጌታቸው በትክክል ያመኑ ወጣቶች ናቸው። ወደ ቀናው መንገድ መመራትንም ጨመርንላቸው።

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ ؕ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِذَلْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

14. በንጉሳቸው ፊት በቆሙና እንዲህም ባሉ ጊዜ ልቦቻቸውን በእምነት አጠነከርን። «ጌታችን የሰማያትና የምድር ጌታ ነው። ከእርሱ ሌላ አምላክን አንገዛም። ከእሱ ሌላን ብናመልክማ ወሰን ያለፈን ንግግር በእርግጥ ተናገርን።

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِنْ دُونِهِ ۗ إِنَّهَا لَآتَىٰ لَقْدًا فَلَنَّا إِذًا سَاطَطًا ﴿١٤﴾

15. «እነዚህ ህዝቦቻችን ከእርሱ ሌላ አማልክትን ያዙ። እውነተኛች ከሆኑ በእነርሱ ላይ ግልጽ ማስረጃን ለምን አያመጡም? በአላህ ላይ ውሸትን ከሚቀጣጥፍ ይበልጥ በዳይ ማን ነው?» አሉ።

هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ؕ ءَالِهَةٌ لَّوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾

16. «እነርሱንና ያንን ከአላህ ሌላ የሚገዙትን በተለያችሁ ጊዜ ወደ ዋሻው ተጠጉ። ጌታችሁ ለእናንተ ከችሮታው ይዘረጋላችኋልና፤ ከነገራችሁም ለእናንተ መጠቃቀሚያ ያዘጋጅላችኋልና።» (ተባባሉ)።

وَإِذْ اعْتزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَىٰ الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ۗ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ﴿١٦﴾

17. ጸሐይዋ በወጣች ጊዜ ከዋሻቸው ወደ ቀኝ ጎን ስታዘነብል ታያታለህ። በገባችም ጊዜ ከሰፊው ዋሻ ውስጥ እያሉ በግራ በኩል ትተዋቸዋለች። ይህ ከአላህ ተዓምራት አንዱ ነው። አላህ ያቀናው በእርግጥም የተቀናው እርሱ ብቻ ነው። እርሱ ያጠመመውን ደግሞ ቅኑን መንገድ የሚመራው ረዳት ማንንም አታገኝላትም።

*وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَّوُّرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۗ وَمَن يُضِلِّ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾

18. እነርሱ በጥልቅ እንቅልፍ ውስጥ እያሉ የነቁ ይመስሉሃል። ወደቀኝና ወደ ግራ ጎናቸው እናገላብጣቸዋለን። ውሸቸውም በዋሻቸው በር ላይ የፊት እግሩን ዘርግቷል። ብታያቸው ኖሮ ከእነርሱ በእርግጥ የምትሸሽ ኸነህ በዘርክ ነበር። በፍርሀትም በተሞላህ ነበር።

وَتَحْسَبُهُمْ آيِقًا طَافًا وَهُمْ رُقُودٌ ۗ وَنُقَبْنَاهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ۗ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۗ وَكَلْبُهُمْ بَنِي سَطْرٍ ۗ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ ۗ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا ۗ وَلَمَلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾

19. ልክ እንዳስተኛናቸውም ሁሉ በመካከላቸው እንዲጠያየቁም ቀሰቀስናቸው። ከእነርሱ አንድ ተናጋሪ «ምን ያህል ቆያችሁ አለ?» ሌሎቹም «አንድን ቀን ወይም የቀንን ከፊል ቆየን።» አሉ። ተባባሉም፡ «ጌታችሁ የቆያችሁትን ጊዜ ልክ አዋቂ ነው። ከዚህም ገንዘባችሁ ጋር አንዳችሁን ወደ ከተማይቱ ላኩ።

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

ከምግብ የትኛው ንጹህ መሆኗንም ይመልከት።
 (ከንጹሱ) ምግብን ያምጣላችሁ። ቀስም ይበል።
 በእናንተም አንድንም ሰው አያሰውቅ።

فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ
 مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٦﴾

20. «እነርሱ በእናንተ ላይ ቢዘልቁ ይቀጠቅጧችኋል።
 ወይም ወደ ሃይማኖታቸው ይመልሷችኋል፤ ያን
 ጊዜም በፍጹም ፍላጎታችሁን አታገኙም።» ተባባሉ።

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ
 يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾

21. ልክ እንደዚሁም የአላህ ቀጠሮ እርግጠኛ
 መሆኑን ሰዓቲቱም በእርሷ ጥርጣሬ የሌለ መሆኑን
 ያውቁ ዘንድ በእነርሱ ላይ ሰዎችን አሳውቅን።
 አማኞቹን ከሐዲያን ነገራቸውን በመከከላቸው
 ሲከራከሩ የሆነውን አስታውስ። ከሐዲያን «በእነርሱ
 ላይ ግንብን ገንቡ።» አሉ። ጌታቸው ለእነርሱ ይበልጥ
 አዋቂ ነው። እነዚያ በነገራቸው ላይ ያሸነፉት ግን
 «በእነርሱ ላይ በእርግጥ መስጊድን እንሰራለን።»
 አሉ።

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ
 حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ
 مِنْهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا أَيْنُونَا عَلَيْهِمْ بُنَيْنًا
 رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ
 لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴿٢١﴾

22. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) (ስለ እነርሱ
 የተወሰኑ ቡድኖች በጥርጣሬ) «ሶስት ናቸው
 አራተኛው ውሻቸው ነው።» ይላሉ። (ሌሎች
 ቡድኖች) «አምስት ናቸው ስድስተኛው ውሻቸው
 ነው።» ይላሉ። በሩቅ ወርወርዎች ሆነው (ባለወቀት
 አለም) ሲገምቱ። (ሶስተኛው ቡድን ደግሞ) «ሶስት
 ናቸው ስምንተኛቸው ውሻቸው ነው።» ይላሉ።
 «ጌታዬ ብቻ ቁጥራቸውን አዋቂ ነው። ጥቂት ሰው
 እንጂ አያውቃቸውም።» በላቸው። እናም በእነርሱ
 ነገር ግልጽን ክርክር እንጂ ጠልቀህ አትከራከር።
 በእነርሱም ጉዳይ ከመጽሐፍ ሰዎች አንድንም
 አትጠይቅ።

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ
 خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ
 وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامَتُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي
 أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ
 فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ
 مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾

23. ለማንኛውም ነገር «እኔ ይህንን ነገ ሠሪ ነኝ።»
 አትበል።

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾

24. «አላህ ቢሻ እሠራዋለሁ።» ብትል እንጂ። በረሳህ
 ጊዜም ጌታህን አውሰ። «ጌታዬም ከዚህ ይበልጥ
 ለቀጥታ የቀረበን ሊመራኝ ይከጃለል» በላቸው።

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَأَذْكَرَ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ
 وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا
 رَشَدًا ﴿٢٤﴾

25. በዋሻቸውም ውስጥ ሶስት መቶ ዓመታትን ቆዩ።
 ዘጠኝ አመታትንም ጨመሩ።

وَلْيَتُوبُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا
 سِتْعًا ﴿٢٥﴾

26. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «አላህ ብቻ
 የቆዩትን ልክ በትክክል አዋቂ ነው። የሰማያትና
 የምድር ሚስጢር የእሱ ብቻ ነው። እርሱ (አላህ)
 ሁሉን ተመልካች ሁሉን ሰሚ መሆኑ ይግረምህ።

فَلِلَّهِ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
 مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

ለእነርሱ ከእርሱ በስተቀር ምንም ወዳጅ የላቸዉም።
በፍርዱም አንድንም አያጋራም።» በላቸው።

27. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከጌታህ መጽሀፍ ወደ አንተ የተወረደውን አንብብ። ለቃሎቹ ለዋጭ የላቸዉም። ከርሱም በስተቀር መጠጊያን በፍጹም አታገኝም።
وَأَنْتَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾

28. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ነፍስህንም ከእነዚያ ጌታቸውን ፊቱን የሚሹ ሆነው በጥዋትና በማታ ከሚገዙት ጋር አስታግስ። የቅርቢቱንም ህይወት ሽልማት የምትሻ ሆነህ አይኖችህ ከእነርሱ ወደ ሌላ አይለፉ። ያ ልቡን እኛን ከማስታወስ ያዘነጋነውንና የግል ፍላጎቱን የተከተለውን ነገሩ ሁሉ ወሰን ማለፍ የሆነውን ሰው አትታዘዝ።
وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعِشْيَةِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

29. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ሰዎች ሆይ! እውነቱ ሁሉ ከጌታችሁ ነው። ስለዚህ የፈለገም ሰው በእውነቱ ይመን። የፈለገም ሰው ይካድ።» በላቸው። እኛ ለበደለኛ ከተዲያን አጥሯ በእነርሱ ላይ የከበበ የሆነችውን እሳት አዘጋጅተናል። ከጥም ለመዳን እርዳታን ቢፈልጉ እንደ ዘይት ዝቃጭ ባለ ፊቶችን በሚጠብስ ውሃ ይረዳሉ። መጠጡም ከፋ፤ መደገፊያይቱም ምንኛ አስከፋች!

30. እነዚያ በአላህ ያመኑና መልካም ሥራዎችን የሠሩ እኛ ሥራ ያሳመረን ምንዳ አናጠፋም።
إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

31. እነዚያ ለእነርሱ የመኖሪያ ገንቶች ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው አሏቸው። በእርሷ ውስጥ ከወርቅ የሆኑን አምባሮች ይሸለማሉ። ከቀጭን ሀርና ከወፍራም ሀርም አረንጓዴ ልብሶችን ይለብሳሉ። በውስጧ በባለ አጎበር አልጋዎች ላይ የተደገፉ ሆነው ይቀመጣሉ። እነዚህ ሰዎች ምንዳቸው ምን ያምር! መኖሪያቸው ገንቱም ምንኛ አሚረች!
أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُجْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الْفَوَاحِشُ وَأَحْسَنُ مَرْتَفَعًا ﴿٣١﴾

32. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለከተዲያን የሁለትን ሰዎችን ምሳሌ ግለጽላቸው። ለአንደኛው ከተዲ ሁለት የወይን አትክልቶች አደረግንለት። በዘንባባም ከበብናቸው። በመካከላቸውም አዝመራን አደረግን።
* وَأَصْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴿٣٢﴾

33. ሁለቱም አትክልቶች ሰብላቸውን ሰጡ፤ ከርሱም ምንም አላጎደሉም። በመካከላቸው ወንዝን አፈሰስን።
كَلْنَا الْجَنَّتَيْنِ فَاتَتْ أَكْثَلَهَا وَلَمْ تَظَلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾

34. ለእርሱ ከአትክልቶቹ ሌላ ፍሬያማ ሀብት ነበረው። ለአማኙ ዳደኛውም የሚወዳደረው ሲሆን «እኔ ካንተ በገንዘብ ይበልጥ የበዛሁ በወገንም ይበልጥ የበረታሁ ነኝ።» አለው።

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

35. እርሱም ነፍሱንም በዳይ ሆኖ ወደ አትክልቱ ገባ። (እንዲሁም) አለ: «ይህች አትክልት መቸም ትጠፋለች ብዬ አልጠረጥርም።»

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾

36. «ሰዓቲቱንም ትከሰታለች ብዬ አልጠረጥርም፤ እንደምትለው ወደ ጌታዬም ብመለስ ከእርሷ የበለጠን መመለሻ በእርግጥ አገኛለሁ።» አለው።

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودَتْ لِي إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

37. አማኙ ዳደኛውም ለእርሱ የሚመላለሰው ሲሆን (እንዲሁ) አለው: «በዚያ ከአፈር ከዚያም ከፍትወት ጡብታ በፈጠረህ ከዚያም ሰው ባደረገህ ሃያል አምላክ ካድክን?»

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

38. «እኔ ግን አላህ ጌታዬ ነው እላለሁ። በጌታዬም አንድንም አላጋራም።»

لَكَيْتَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾

39. «እኔን በገንዘብም ሆነ በልጅ ካንተ በጣም ያነሰኩ ሆኜ ብታዮኝም ወደ አትክልትህ በገባህ ጊዜ አላህ የሻው ሆኗል። በአላህ ቢሆን እንጂ ብልሃትም የለም» አትልም ኖሯልን?

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾

40. «ጌታዬ ከአትክልትህ የበለጠን ሊሰጠኝ በአትክልትህ ላይ ደግሞ በሰማይ መብረቆችን ሊልክባትና የምታንዳልጥ ምልጥ ምድር ልትሆንም ይቻላል።»

فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾

41. «ወይም ውሀው ሰራጊ ሊሆንብህ ይችላል። ያን ጊዜ እርሱን መፈለጉን ፈጽሞ አትችልም።» አለው።

أَوْ يُصْبِحُ مَاءً وَهًا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُوَ طَلَبًا ﴿٤١﴾

42. ሀብቱም ተጠፋ። እርሷ በዳሶች ላይ የወደቀች ሆና በእርሷ ባወጣው ገንዘብ ላይ የተጸጸተ መዳፎቹን የሚያገላብጥና «ወይ ጸጸቴ! በጌታዬ አንድንም ባላጋራሁ።» የሚል ሆነ።

وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾

43. እርሱም ከአላህ ሌላ የሚረዱት ቡድኖች አልነበሩትም። ተረጂም አልነበረም።

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾

44. እዚያ ዘንድ በትንሳኤ ቀን ስልጣኑ እውነተኛ ለሆነው ለአላህ ብቻ ነው። እርሱ በመመንዳት የበለጠ ፍጻሜንም በማሳመር የበለጠ ነው።

هُنَالِكَ الْوَلِيُّ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ نُّوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

45. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለእነርሱም የቅርቢቱን ህይወት ምሳሌ አውሳላቸው። እርሷ ከሰማይ እንዳወረድነው ውሃ በእርሱም የምድር

وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا آخِيؤُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ

ቡቃያ እንደተቀላቀለበት፤ ከተዋበ በኋላም ደርቆ ንፋሶች የሚያበኑት ደቃቅ እንደሆነ ብጤ ናት። አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነው።

الْأَرْضُ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾

46. ገንዘብና ልጆች የቅርቢቱ ህይወት ጌጦች ብቻ ናቸው። መልካም ቀሪ ሥራዎች ግን በጌታህ ዘንድ በምንዳ በላጭ ናቸው። በተስፋም በላጭ ናቸው።

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

47. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ተራራዎችን የምናስኬድበትን ቀን አስታውስ። ምድርንም ግልጽ ሆና ታያታለህ። እንሰበስባቸዋለንም። ከእነርሱ አንድንም አንተዉም።

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾

48. የተሰለፉ ሆነው በጌታህ ላይ ይቀርባሉ። ይባላሉም «በመጀመሪያ ጊዜ እንደፈጠርናችሁ በእርግጥ ወደ እኛ መጣችሁ። በእውነቱ ለእናንተ የመቀስቀሻ ጊዜን አናደርግም መስሏችሁ ነበር።»

وَعَرِضْهُمُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٤٨﴾

49. ለሰው ሁሉ መጽሐፍ ይቀርባል። ወዲያዉም ከሐዲያንን በውስጡ ካለው ነገር ፈሪዎች ሆነው ታያቸዋለህ። «ዋ ጥፋታችን! ይህ መጽሐፍ ከሥራ ትንሽንም ትልቅንም የቆጠራት ቢሆን እንጂ የማይተወው ምን አለው?» ይላሉ። የሠሩትንም ነገር ሁሉ ቅርብ ሆኖ ያገኙታል። ጌታህም አንድንም አይበድልም።

وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

50. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለመላዕክት «ለአደም ስገዱ።» ባልናቸው ጊዜ (የሆነውን አስታውስ)። ወዲያዉም ዲያብሎስ ብቻ ሲቀር ሁሉም ሰገዱ። ከአጋንንት ጎሳ ነበርና። ከጌታዉም ትዕዛዝ ወጣ። እርሱንና ዘሮቹን እነርሱም ለእናንተ ጠላቶች ሲሆኑ ከኔ ሌላ ረዳቶች ታደርጋላችሁን? ለበዳዮች ልዋጭነቱ ከፋ።

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي ۗ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

51. የሰማያትና የምድርም አፈጣጠር አላሰየኋቸዉም። የነፍሶቻቸውንም አፈጣጠር እንደዚሁ አሳሳቾችንም ረዳቶች አድርጌ የምይዝ አይደለሁም።

* مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ ۖ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ﴿٥١﴾

52. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እነዚያንም አምላክ የምትሏቸውን ተጋሪዎቹን ጥሩ።» የሚልበትን ቀን አስታውስ። ይጠሯቸዋልም። ግን አይመልሱላቸዉም። በመካከላቸዉም መጥፊያን ስፍራ ገሀንምንም አደረግን።

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿٥٢﴾

53. ከተዲያንም እሳትን ያያሉ፤ እነርሱም በውስጡ ወዳቂዎች መሆናቸውን ያረጋግጣሉ። ከእርሷም መሸሻን አያገኙም።

وَرَاءَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

54. በዚህም ቁርአን ውስጥ ከየምሳሌው ሁሉ ለሰዎች መላልሰን ገለጽን፤ ሰውም ከነገሩ ሁሉ ይበልጥ ክርክረ ብዙ ነው።

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

55. ሰዎችንም መመሪያ በመጣላችሁ ጊዜ ከማመንና ጌታቸውንም ምህረትን ከመለመን የከለከላቸው የመጀመሪያዎቹ ህዝቦች ልማድ መጥፋት ልትመጣባቸው ወይም ቅጥቱ በየዓይነቱ ሊመጣባቸው መጠባበቅ ብቻ እንጂ ሌላ አይደለም።

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ أَلْوَيْنَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

56. መልዕክተኞችንም አብሳሪዎችና አስፈራሪዎች ሆነው እንጂ አንልክም። እነዚያ የካዱትም በውሸት እውነቱን በእሱ ሊያበላሹ ይከራከራሉ። አንቀጾችንና በእርሱ የተስፈራሩበትንም ነገር ማላገጫ አድርገው ያዙ።

وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَطْلِ لِيُذْخِرُوا بِهِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُورًا ﴿٥٦﴾

57. በጌታዉም አናቅጽ ከተገሰጸና ከእርሷም ከዘረፈ ሁለት እጆቹም ያስቀደሙትን ነገር ከረሳቸውም ይበልጥ በዳይ ማን ነው? እኛ በልቦቻቸው ላይ እንዳያውቁት ሽፋኖችን፤ በጆሮዎቻቸውም ውስጥ ድንቁርናን አደረግን። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ መመራትም ብትጠራቸው ያን ጊዜ ፈጽሞ አይመሩም።

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾

58. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህም በጣም መሀሪው የእዝነት ባለቤት ነው። በሠሩት ሥራ ቢይዛቸው ኖሮ ቅጥቱን ለእነርሱ ባስቸከለባቸው ነበር። ግን ለእነርሱ ከእርሱ ሌላ መጠጊያን ፈጽሞ የማያገኙበት ቀጠሮ አላቸው።

وَرَبُّكَ الْعَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُم مَّوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيِلًا ﴿٥٨﴾

59. እነዚህ ከተሞችም በበደሉ ጊዜ አጠፋናቸው፤ ለመጥፊያቸውም የተወሰነ ጊዜ አደረግን።

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

60. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ሙሳ ለወጣቱ «የሁለቱን ባህሮች መገናኛ እስከምደርስ ወይም ብዙን ጊዜ እስከምሄድ ድረስ ከመጓዝ አልወገድም።» ያለውን (አስታውስ)።

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتْنِهِ لَآ أَبْرُحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾

61. የሁለቱን ባህሪ መገናኛ በደረሱም ጊዜ ዓሳቸውን ረሱ፤ ዓሳውም መንገዱን በባህሪ ውስጥ ቀዳዳ አድርጎ ያዘ።

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾

62. ባለፉም ጊዜ ለወጣቱ «ምሳኝንን ስጠን ከዚህ ጉዟችን በእርግጥ ድካምን አግኝተናልና።» አለ።
 لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

63. «አየህን? ወደ ቋጥኛ በተጠጋን ጊዜ እኔ ዐሳውን ረሳሁ፤ ሰዐጣን እንጂ ሌላ አላስረሳኝም፤ በባህሩም ውስጥ መንገዱን አስደናቂ መንገድ አድርጎ ያዘ።» አለ።
 قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخَوَاتِ وَمَا أُنْسِيئِهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَدْرُكَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

64. ሙሳም «ይህ እኮ እንፈልገው የነበረው ነው።» አለው። ከዚያ በከቴዎቻቸው (ዱካቸው) ላይ እየተከተሉ ተመለሱ።
 قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

65. ከባሮቻችንም ከእኛ ዘንድ ችሮታን የሰጠነውን ከኛም ዘንድ እውቀትን ያስተማርነውን አንድን ባሪያችንን አገኙ።
 فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنَ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

66. ሙሳ «ለእርሱ ከተማርከው ነገር ቀጥተኛን እውቀት ታስተምረኝ ዘንድ ልከተልህ?» አለው።
 قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُسُلَنَا ﴿٦٦﴾

67. ባሪያውም አለ: «አንተ ከእኔ ጋር መታገስን በጭራሽ አትችልም።»
 قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾

68. «በእውቀት ባልደረስከበት ነገር ላይስ እንዴት ትታገላለህ?»
 وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ۗ خُبْرًا ﴿٦٨﴾

69. ሙሳም «አላህ የፈለገ እንደሆነ ታጋሽና ላንተ ትዕዛዝን የማልጥስ ሆኜ ታገኛለህ።» አለው።
 قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾

70. «ብትከተለኝም ላንተ ከእርሱ ማውሳትን እስከምጀምርልህ ድረስ ከምንም ነገር እንዳትጠይቀኝ።» አለው።
 قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

71. ሄዱም። በመርከቢቱም በተሳፈሩ ጊዜ መርከቢቱን ቀደዱት። «ባለቤቶቻቸውን ልታሰምጥ ቀደድካትን? ትልቅን ጥፋት በእርግጥ ሠራህ።» አለው።
 فَأَنْظِلْنَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾

72. «አንተ ከእኔ ጋር ትዕግስትን ፈጽሞ አትችልም አላልኩምን?» አለ።
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾

73. «በረሳሁት ነገር አትያዝብኝ። ከነገሬም ችግርን አታሸክመኝ።» አለው።
 قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾

74. ወርደው ተጓዙም ወጣቱንም ልጅ ባገኘውና በገደለው ጊዜ «ነፍስን ያልገደለችን ንጹህን ነፍስ ገደልክን? በእርግጥ መጥፎን ነገር ስራህ።» አለው።
 فَأَنْظِلْنَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِينَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾

75. «አንተ ከእኔ ጋር ትዕግስትን ፈጽሞ አትችልም ጳጳሳዊ ስርዓትን?» አለ።
 ﴿صَبْرًا﴾

76. «ከአሁኒቱ በኋላ ከምንም ነገር ብጠይቅህ አትገዳኝ። ከእኔ የይቅርታን መጨረሻ በእርግጥ ደርሳሃል።» አለው።
 ﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَلِّحْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾

77. ሄዱም። ወደ አንዲት ከተማ ሰዎች ዘንድ ደረሱ ከነዋሪዎች ምግብን ጠየቁ። (እንደ እንግዳ) ማስተናገዳቸውንም እምቢ አሉ። በእርሷም ውስጥ ለመውደቅ የተቃረኑን የቤት ግድግዳ አገኙ። አቆመው። ሙሳም «ብትፈልግ ኖሮ በእርሱ ላይ ዋጋን በተቀበልክ ነበር።» አለው።
 ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَكَدَّتْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾

78. አለም። «ይህ በእኔና ባንተ መካከል መለያዎችን ነው። በእርሱ ላይ መታገስን ያልቻለክበትን ፍቺ እነግርሃለሁ።»
 ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾

79. «መርከቢቱም በባህር ውስጥ ለሚሠሩ ምስኪኖች ነበረች። ከኋላቸው መርከብን ሁሉ በቅሚያ የሚወስድ ክፉ ንጉስ ነበረና እንዳይቀማቸው ለስነውራት ፈልጌ ነው።»
 ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أُعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾

80. «ያ ወጣቱም ልጅ ወላጆቹ አማኞች ነበሩ። ቢያድግ በትዕቢትና በክህደት ወላጆቹን የሚያስገድዳቸው መሆኑን ፈራን።»
 ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾

81. «ጌታቸው በንጹሕነት ከእርሱ በላይ፤ በእዝነትም ከእርሱ በጣም ቀራቢን ልጅ ሊለውጥላቸው ፈለግን።»
 ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا زَكَّوْا وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾

82. «ግድግዳውም በከተማይቱ ውስጥ የነበሩ የሁለት የቲሞች ወጣቶች ነበር። በስሩም ለእነርሱ የሆነ የተቀበረ ድልብ ነበረና አባታቸውም መልካም ሰው ነበር። ጌታህም ለአካለ መጠን እንዲደርሱና ከጌታህ ችሮታ ድልባቸውን እንዲያወጡ ፈቀደ። በፈቃድም አልሠራሁትም። ይህ ያ በእርሱ ላይ መታገስን ያልቻለው ነገር ፍቺ ነው።» አለው።
 ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ ۚ وَمَا كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ ۚ عَنِ أَمْرِ ذَٰلِكَ تَأْوِيلٌ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾

83. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ስለ ዙፋኑን የይንም ይጠይቁሁል። «በእናንተ ላይ ከእርሱ ወሬን (ማስታወሻን) አነባለሁ።» በላቸው።
 ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرَيْشِ ۚ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾

84. እኛ እርሱን በምድር ላይ አስመቅነው። በነገሩም ሁሉ መዳረሻ መንገድን ሰጠው።
 ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾

85. መንገድንም (ወደ ምዕራብ) ተከተለ።
 ﴿فَاتَّبَعَ سَبَبًا﴾

86. ወደ ጸሐይ መግቢያም በደረሰ ጊዜ ጥቁር ጭቃማ ምንጭ ውስጥ ስትጠልቅ አገኛት። በአጠገቧም ህዝቦችን አገኘ። «ተልቀርንዎን ሆይ! ወይም በመግደል ትቀጣለህ፤ ወይም በእነርሱ መልካም ነገርን ትሠራለህ።» አልነው።

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَرْبَ السَّمْسِ وَجَدَهَا تَعْرُبُ
 فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَبَدَا
 الْفَرْتَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَدِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تُتَخَذَ فِيهِمْ
 حُسْنًا ﴿٨٦﴾

87. (እርሱም) አለ: «የበደለውን ወደፊት እንቀጣቀሳለን ከዚያ ወደ ጌታው ይመለሳል። ብርቱንም ቅጣት ይቀጣቀሳል።»

قَالَ أَمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ
 رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴿٨٧﴾

88. «ያመነና መልካምን ሥራ የሰራ ለእርሱ ከምንዳ በኩል መልካሚቱ ገነት አላቸው። ለእርሱም ከትዕዛዛችን ገርን ነገር እናዘቀለን።» አለ።

وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ
 الْحَسَنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

89. ከዚያ መንገድን (ወደ ምስራቅ) ቀጠለ።

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾

90. ወደ ጸሐይ መውጫ በደረሰም ጊዜ ለእነርሱ ከበታቹ መከለያን ባላደረግንላቸው ህዝቦች ላይ ስትወጣ አገኛት።

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ السَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلِعُ
 عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾

91. ነገሩ ልክ እንደዚሁ ነው። እርሱም ዘንድ ባለው ነገር ሁሉ በእርግጥ በእውቀት ከበብን።

كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

92. ከዚያ (ወደ ሰሜን አቅጣጫ) መንገድን ቀጠለ።

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾

93. በሁለቱ ጋራዎችም መካከል በደረሰ ጊዜ በአቅራቢያቸው ንግግርን ለማወቅ የማይቃረኑ ህዝቦችን አገኘ።

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا
 قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾

94. «ተልቀርንዎን ሆይ! የዕጁጅና መዕጁጅ በምድር ላይ አበላሸች ናቸው። ግብር እናድርግልህና በእኛና በእነርሱ መካከል ግድብን ታደርግልን?» አሉ።

قَالُوا يَبَدَا الْفَرْتَيْنِ إِنَّ بَاجُوجَ وَمَاجُوجَ
 مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا
 عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

95. (እርሱም) አለ: «ጌታዬ ያስመቸብኝ ሀብት ከናንተ ግብር በላጭ ነው። እናም በጉልበት ብቻ እገዙኝ። በእናንተና በእነርሱ መካከል ብርቱን ግድብ አደርጋለሁና።»

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقَوْلِهِ
 أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

96. «የብረትን ታላላቅ ቁራጮች ስጡኝ።» አላቸው። በሁለቱ ኮረብታዎች ጭፍ መካከልም ባስተካከለ ጊዜ «አናፉ» አላቸው። ብርቱን እሳትም ባደረገው ጊዜም: «የቀለጠውን ነሀስ ስጡኝ በእርሱ ላይ አፈስበታለሁና።» አላቸው።

ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ
 الصَّدَّيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا
 قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ﴿٩٦﴾

97. የእጁጅና መእጁጅ ይህን መከላከያ ሊወጡት አልቻሉም። ለእርሱ መሸንቆናንም እንገን አልቻሉም።

فَمَا اسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ
 نَقْبًا ﴿٩٧﴾

98. «ይህ ግድብ ከጌታዬ ችሮታዎች ነው። የጌታዬ ቀጠሮ በመጣ ጊዜ እንኩትኩት ያደርገዋል። የጌታዬም ቀጠሮ የተረጋገጠ ነው።» አለ።

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾

99. በዚያን ቀን ከፈለገውን በከፊሉ የሚቀላቀሉ አድርገን እንተዋቸዋለን። በቀንዱም ይነፋል። መሰብሰብንም እንሰበስባቸዋለን።

*وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمَاعًا ﴿٩٩﴾

100. ገሀነምንም በዚያ ቀን ለከተዲያን በጣም ማቅረብን እናቀርባታለን።

وَعَرَّضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا ﴿١٠٠﴾

101. ለእነዚያ አይደቻቸው ከግሳዴዬ በሽፋን ውስጥ ለነበሩትና መስማትንም የማይችሉ ለነበሩት እናቀርባታለን።

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

102. እነዚያ በእኔ የካዱት ባሮቹን ከኔ ሌላ አማልክት አድርገው መያዛቸውን የማያስቆጣኝ አድርገው አሰቡን? እኛ ገሀነምን ለከተዲያን መስተንግዶ አዘጋጅተናል።

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

103. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) (እንዲህ) በላቸው: «በሥራዎች በጣም ከሰሪዎቹን እንንገራችሁን?»

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

104. «እነዚያ እነርሱ ሥራን የሚያሳምሩ የሚመስላቸው ሲሆኑ በቅርቢቱ ህይወት ሥራቸው የጠፋባቸው ናቸው።»

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

105. እነዚያ እነርሱ በጌታቸው ተዓምራትና መገናኘት የካዱ ናቸው። ሥራዎቻቸውም ተበላሹ። ለእነርሱም በትንሳኤ ቀን ሚዛንን አናቆምላቸዋል።

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

106. ነገሩ ይህ ነው። በክህደታቸው፣ አንቀጾቹንና መልዕክተኞቹንም መሰለቁያ አድርገው በመያዛቸው ፍዳቸው ገሀነም ነው።

ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوعًا ﴿١٠٦﴾

107. እነዚያ በአላህ ያመኑና መልካም ሥራዎችን የሠሩ ፊርደውስ የተባለው የገነት ክፍል ለእነርሱ መስፈሪያ ናቸው።

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

108. በእርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች፣ ከእርሷም መዛወርን የማይፈልጉ ሲሆኑ መስፈሪያቸው ነው።

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

109. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በህሩ ለጌታዬ ቃላት መጻፊያ ቀለሞችን ቢሆን ኖሮ ብጤውን ጭማሪ ብናመጣም እንኳ የጌታዬ ቃላት ከማለቁ በፊት ባህሩ ባለቀ ነበር።» በላቸው።

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

110. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እኔ መሰላችሁ ሰው ነኝ አምላካችሁ አንድ አምላክ ብቻ ነው የሚል መልዕክት ወደ እኔ የሚወረድልኝ። እናም ከጌታው ጋር መገናኘት የሚፈልግ ሰው ሁሉ መልካም ሥራን ይሥራ። በጌታውም መገዛት ላይ አንድንም አያጋራ።» በላቸው።

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴿١١٠﴾



በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)።

1. ካፍ፤ ሃ፤ ያ፤ ዐይን፤ ሷድ፤ ﴿كَهَيْعَصٌ﴾
2. ይህ ጌታህ ባርዶውን ዘከረያን በችሮታው ያወሳበት ነው። ﴿ذَكَرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾
3. ጌታውን የሚስጢርን ጥሪ በተጣራ ጊዜ የሆነውን አስታውሱ። ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾
4. (እንዲህም) አለ፡ «ጌታዬ ሆይ! እኔ አጥንቴም ደከሙ። ራሴም በሽበት ተንቀለቀለ። ጌታዬ ሆይ! አንተንም በመለመኔ፤ ምንጊዜም ዕድለ ቢስ እልሆንኩም። ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَأُسْتَعْلَىٰ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾
5. «እኔም ከበኋላዬ (ከሞትኩ በኋላ) ዘመዶችን (ከእምነት እንዳይወጡ) ፈራሁ። ሚስቴም መካን ነበረች። ስለዚህ ካንተ ዘንድ ለእኔ ልጅን ስጠኝ። ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾
6. «የሚወርስኝ ከየዕቅብ ቤተሰቦችም የእምነትን ሃላፊነት የሚወርስን ልጅ ስጠኝ። ጌታዬ ሆይ! ተወዳጅም አድርገው።» አለ። ﴿يَرُونِي يَوْتِرُونَ مِنِّي مِّنْ آءَالٍ يَّعْتُوبُونَ ۖ وَأَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا﴾
7. «ዘከረያ ሆይ! እኛ ስሙ የሕያ በሆነና ከዚያ በፊት ሞክሼን ባላደረግንለት ወንድ ልጅ እናበስርሃለን።» አለው። ﴿بِزَكَرِيَّا إِذَا نُبِشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا﴾
8. «ጌታዬ ሆይ! ሚስቴ መካን እኔም ከእርጅና የተነሳ ድርቀትን የደረሰኩ ስሆን እንዴት ልጅ ይኖረኛል?» አለ። ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾
9. (ጅብረልም) አለ፡ «ነገሩ ልክ እንደዚሁ ነው። ጌታህ <ከዚህ በፊት ምንም ያልነበርከውን የፈጠርኩህ ስሆን እርሱ በእኔ ላይ ቀላል ነው።» ብሏል። ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾
10. እርሱም «ጌታዬ ሆይ! እንግዲያውስ ምልክት አድርግልኝ።» አለ። «ምልክትህ (ጤናማ ሆነህ ሳለህ) ሰስት ሌሊት ከነቀናቸው ሰዎችን ማነጋገር አለመቻልህ ነው።» አለው። ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً ۚ قَالَ آيَاتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ الْفُلَّانَ تِلْكَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾

11. እርሱም ከምኩራቡ ወደ ህዝቦቹ ወጣ። ጧትና ማታ ጌታችሁን አውሱ አጥሩትም በማለትም ወደ እነርሱ ጠቀሰ።

فَصَرَخَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾

12. «የሕያ ሆይ! መጽሐፉን በጥብቅ ያዝ።»

يَبِيحَيٰنِ خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَّءَاتَيْنٰهُ اَلْحِكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾

13. ከእኛም የሆነን ርህራሄና ንጽህናንም (ሰጠነው)። ጥንቁቅም ነበር።

وَحَنَآتًا مِّنْ لَّدُنَّا وَرَكُوَّةً وَّكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾

14. ለወላጆቹም በጎ ሠሪ ነበር። ትዕቢተኛና አመጸኛም አልነበረም።

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾

15. በተወለደበት ቀንና በሚሞትበት ቀን ህያው ሆኖ በሚነሳበትም ቀን ሰላም በእሱ ላይ ይሁን ።

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

16. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) መርዖም ከቤተሰቧ ወደ ምስራቃዊ ስፍራ በተለየች ጊዜ የሆነውን ታሪ኷ን በመጽሐፍ ውስጥ አውሰ።

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَدَّتْ مِّنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا ﴿١٦﴾

17. ከእነርሱም መጋረጃን አደረገች። መንፈሳችንንም (መልዕኩ ጁብሪልን) ወደ እርሷ ላክን። ለእርሷም ትክክለኛ ሰው ሆኖ ተመሰላለች።

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

18. «ካንተ በአር-ረሀማን እጠበቃለሁ። ጌታህን ፈሪ ከሆንክ (አትቅረቡኝ)።» አለች።

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِن كُنْتُ تَقِيًّا ﴿١٨﴾

19. «እኔ ንጹሕ የሆነን ልጅ ላንቺ ልሰጥ የመጣሁ የጌታሽ መልዕክተኛ ነኝ።» አለች።

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

20. «በጋብቻ አንድም ሰው ያልነካኝ ሆኜ አመንዝራ ዝሙትኛ ሳልሆን ለእኔ እንዴት ልጅ ይኖረኛል!» አለች።

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

21. (መልአኩም) «ነገሩ ልክ እንደዚሁ ነው የሚፈጸመው። ጌታሽ (እርሱ በእኔ ላይ ገር ነው። ለሰዎችም ተዓምር ከእኛም ችሮታ ልናደርገው ይህንን ሰራን፤ ነገሩ የተወሰነም ነው።) ብሏል።» አለ።

قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلٰى هٰٓؤُلَاءِ سَمِيْعٌ وَّلَيٰتُجَعَلُهَا آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾

22. ወዲያውኑም አረገዘችው። እርሱንም በሆድዋ ይዛው ወደ ሩቅ ስፍራ ገለል አለች።

* فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِء مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

23. ምጡ ወደ ዘንባባይቱ ግንድ አስጠጋት። እርሷም «ወይኔ! ምነው ከዚህ በፊት በሞትኩና የተረሰሁ በሆንኩ።» አለች።

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يٰلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

24. ከበታቿም እንዲህ ሲል ጠራት። «አትዘኝ። ጌታሽ ከበታችሽ ትንሽን ወንዝ በእርግጥ አድርጓልና።

فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾

25. «የዘምባባይቱን ግንድ ወደ አንቺ ወዘውዥው። وَهَزَىٰ إِلَيْكَ بِجِدْعِ الْتَخْلَةِ تَسْلِقُظَ عَلَيْكَ
በአንቺ ላይ የበሰለን የተምር እሸት ያረግፍልሻልና። رُطْبًا جَنِينًا ﴿٢٥﴾

26. «ብይ፤ ጠጭም። ተደሰችም ከሰዎች አንድንም
ብታይ እኔ ለአዛቸ አምላክ ዝምታን ተስያለሁ። እናም
ዛሬ ማንንም ሰው በፍጹም አላነጋግርም በይ።»
አላት። فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنسِيًا ﴿٢٦﴾

27. እርሱን ተሸክማው ወደ ዘመዶቹ መጣች
(እንዲሁም) አሏት። «መርዮም ሆይ! ከባድ ነገርን
በእርግጥ ፈጸምሽ።» فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ
جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾

28. «አንቺ የሃሩን እህት ሆይ! አባትሽ መጥፎ ሰው
አልነበረም። እናትሽም አመንዝራ ዝሙተኛ
አልነበረችም።» አሏት። كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

29. እርሷም ወደ ህፃኑ አመለከተች። እነርሱም
«በአንቀልባ ያለን ህፃን እንዴት እናናግራለን?» አሉ። فَأَمَّارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ
فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

30. ህፃኑም አለ። «እኔ የአላህ አገልጋይ ነኝ፤ መጽሐፍን
ሰጥቶኛል። ነብይም አድርጎኛል።» قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ؕ آتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي
نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

31. «በየትም ስፍራ ብሆን የተባረኩኝ አድርጎኛል።
በህይወትም እስካላሁ ሰላትንና ዘካን አዘኛል።» وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

32. «ለእናቴም ታዛዥ አድርጎኛል። ትዕቢተኛ
እድለቢስ አላደረገኝም።» وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾

33. «በተወለድሁበት ቀን በምሞትበት ቀንና ሕያው
ሆኜ በምቀሰቀስበትም ቀን ሰላም በእኔ ላይ ይስፈን።»
أُبَعِّثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

34. የመርዮም ልጅ ዒሳ ይሁው ነው፤ ያ በእርሱ
የሚጠራጠሩበት እውነተኛ ቃል ይህ ነው። ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ
يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾

35. ለአላህ ልጅን መያዝ አይገባዉም። ከጉድለት
ሁሉ ጠራ። አንድን ነገር በወሰነ ጊዜ ለእርሱ የሚለው
«ሁን» ብቻ ነው። ወዲያዉም ይሆናል። مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا
قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾

36. ዒሳ ለህዝቦቹ «አላህ የእኔም ጌታዬ የእናንተም
ጌታችሁ ነውና ተገዙት። ይህ ቀጥተኛው መንገድ
ነው።» አለ። وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
مُّسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾

37. ከመካከላቸዉም አንጃዎች በእርሱ ነገር ላይ
ተለያዩ። ለእነዚያም ለካዱት ሰዎች ከታላቁ ቀን
መጋፈጥ ክስተት ወዮላቸው። فَآخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلًا لَلَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾

38. ወደ እኛ በሚመጡ ቀን ምን ያህል ሰሚ ምን
ያህል ተመልካች አደረጋቸው። ግን አመጸኞች በዳዮች
الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

ዛሬ በዚህች ዓለም በግልጽ ስህተትና ጥመት ውስጥ ናቸው።

39. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በሚፈረድበት ጊዜ የቁጭትን ቀን አስፈራራቸው እነርሱ አሁን በመዘንጋት ላይ ናቸው። እነርሱ አያምኑምና። وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾

40. ምድርንና በእርሷም ላይ ያለውን ፍጡር ሁሉ እኛ እንወርሳለን። ወደ እኛም ይመለሳሉ። إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

41. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በመጽሐፉ ውስጥ ኢብራሂምን አውሰን። እርሱም በጣም እውነተኛ ነብይ ነበርና። وَأَذْكَرٌ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤١﴾

42. ለአባቱ (እንዲህ) ባለው ጊዜ የሆነውን አስታውስ። «አባቴ ሆይ! የማይሰማንና የማያይን ለንተም ምንንም የማይጠቅምህን (የማይፈይድህን) ጣዖት ለምን ታመልካለህ?» إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾

43. «አባቴ ሆይ! እኔ አንተ ያልደረሰህን እውቀት መጥቶልኛልና ተከተለኝ። ቀጥተኛውን መንገድ እመራሃለሁና። يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

44. «አባቴ ሆይ! ሰይጣንን አትገዛ ። አታምልክ። ። ሰይጣን ለአር-ረሀማን አመጸኛ ነውና። يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

45. «አባቴ ሆይ! እኔ የአር-ረሀማን ቅጣት ሊያገኝህ እና ከዚያ የሰይጣን ጓደኛ ልትሆን እፈራለሁ።» يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

46. አባቱም «ኢብራሂም ሆይ! አንተ አምላኮቼን ትተህ የምትዘር ነህን? ከዚህ ተግባርህ ባትከለክል በእርግጥ እወግርሃለሁ። ረዥም ጊዜንም ተወኝ።» قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ ءِلهِي يَا إِبْرَاهِيمُ لِمَ لَمْ تَتَنَّهُ لِأَرْحَمَتِكَ وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾

47. ኢብራሂምም አለ፡ «ይህና ሁን (ሰላም ለንተ ይሁን)። ከጌታይ ምህረትን እለምንልሃለሁ። እርሱ ለእኔ በጣም ፍላጎት ነውና። قَالَ بِي حَقِيًّا ﴿٤٧﴾

48. «እናንተንና ከአላህ ሌላ የምትገዙትን ሁሉ እርቃለሁ። ጌታዬንም ብቻ እገዛለሁ፤ ጌታዬን በመገዛት የማፍር አለመሆኔን እከጅላለሁ (ተስፋ አደርጋለሁ)።» وَأَعْتَزُّلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

49. እነርሱንና ከአላህ ሌላ የሚገዙትን በራቀ ጊዜ ኢስታቅንና የዕቁብን ሰጠነው። ሁለቱንም ነብይ አደረግናቸው። فَلَمَّا أَعْتَزَّلَهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

62. በእርሷ ሰላምን እንጂ ውድቅን ነገር አይሰሙም። ለእነርሱም በእርሷ ውስጥ ጧትም ማታም ሲሰጥባቸው አላቸው።
 لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْنًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿٣٢﴾

63. ይህ ያቺ ከባሮቻችን ጥንቁቆች ለሆኑት ሁሉ የምናወርሳት ገነት ናት።
 تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٣٣﴾

64. (ጂብሪልም ለነቢዩ) «በጌታህ ትእዛዝ እንጂ አንወርድም። በፊታችን፤ በኋላችንና በዚህም መካከል ያለው ሁሉ የእርሱ ብቻ ነው። ጌታህም ረሺ አይደለም።» አለ።
 وَمَا تَنْزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٣٤﴾

65. እርሱ የሰማያትና የምድር በሁለቱም መካከል ላለው ሁሉ ጌታ ነውና ተገዛው። እርሱን በመገዛትም ላይ ታገሥ። ለእርሱ ሞክሼን ታውቃለህን?
 رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٣٥﴾

66. ሰው «በሞትኩ ጊዜ ወደ ፊት ህያው ሆኜ ከመቃብር እወጣለሁን?» ይላል።
 وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَوَدَا مَا مِثَّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٣٦﴾

67. ሰው ከዚህ በፊት ምንም ነገር ያልነበረ ሲሆን የፈጠርነው መሆኑን አያስታውስምን?
 أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٣٧﴾

68. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በጌታህ እንምላለን ሰይጣናት ጋር በእርግጥ እንሰበስባቸዋለን። ከዚያም በገሀነም ዙሪያ የተንበረከኩ ሆነው እናቀርባቸዋለን።
 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٣٨﴾

69. ከዚያም ከየቡድኖቹ ሁሉ ከእነርሱ ያንን በአር-ረሀማን ላይ በድፍረት በጣም ብርቱ የሆነውን መዘን እናወጣለን።
 ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴿٣٩﴾

70. ከዚያም እነዚያን በእርሷ ለመቃጠል ይበልጥ ተገቢ የሆኑትን ሰዎች እናውቃለን።
 ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٤٠﴾

71. (ሰዎች ሆይ!) ከናንተ መካከል ወደ ገሀነም የማይወርድ አንድም የለም። መውረዱም ጌታህ የፈረደው ግዴታና አይቀሬ ዉሳኔ ነው።¹
 وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٤١﴾

72. ከዚያም እነዚያን አላህን የፈሩትን ብቻ እናድናለን። አመጸኞችን ደግሞ የተንበረከኩ ሆነው በውስጧ እንተቀቸዋለን።
 ثُمَّ نُتِجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَدْرُ الْأَطْلَمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٤٢﴾

¹ ይህ ጀሀነም መውረድ ትርጉሙ ሙስሊሞች በርሷ ላይ በተዘረገው ሲራጥ በተባለ በጣም ቀጭን ድልድይ ላይ ያልፋሉ ማለት ነው። ሰው ያለ ጥፋት ገሀነም የማይገባ መሆኑ የተወቀ ነው

73. በእነርሱም ላይ አናቅጻችን ግልጽ ማስረጃዎች ሆነው በተነበቡላቸው ጊዜ እነዚያ የካዱት ለእነዚያ ለመኑት «ከሁለቱ ክፍሎች መኖሪያው የበለጠውና ሸንጎዉም ይበልጥ የሚያምረው ማንኛው ነው?» ይላሉ።

وَإِذَا تُنْفَلُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا مَيَّتَتْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾

74. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነርሱ በፊት ከክፍለ ዘመናት ህዝቦች እነርሱ በእይታ በጣም ያማሩትን ብዙዎችን አጥፍተናል።

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أُنثَاءً وَرِءَاءًا ﴿٧٤﴾

75. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በስህተት ውስጥ የሆነውን አዛኙ አምላክ ለእርሱ ጥመትን ይጨምርላት (ማዘግየትን ያዘግየው።) የሚዘትባቸውንም ቅጣትን ወይም ሰዓቲቱን ባዩ ጊዜ እርሱ ስፍራው መጥፎና ሰራዊቱ ደካማ ማን እንደሆነ በእርግጥ ያውቃሉ።» በላቸው።

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

76. እነዚያንም የቀኑትን ሰዎች አላህ ቅንነትን ይጨምርላቸዋል። መልካም ቀሪ ስራዎች በጌታህ ዘንድ በምንዳ በላጭ ናቸው። በመመለሻነትም የተሻሉ ናቸው።

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَغْيِثِ وَالصَّالِحِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾

77. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ያንን በአናቅጻችን የካደውንና «በትንሣኤ ቀን ገንዘብም ሆነ ልጅ በእርግጥ እሰጣለሁ» ያለውን አየህን?

أَفَرَأَيْتَ الْآيِدَىٰ كَفَرَ يَأْيَيْتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾

78. ሩቁን ምስጢር አወቀን? ወይስ አዛኙ አምላክ ዘንድ ቃል ኪዳንን ያዘ?

أَطَّلَعَ الْغَيْبِ أَمْ ائْتَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾

79. ከዚህ አቋሙ ይታቀብ። አይሰጠውም። የሚለውን ሁሉ በእርግጥ እንጽፋለን። ለእርሱም ከቅጣት ጭማሪን እንጨምርለታለን።

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنْ آعَذَابٍ مِّدًّا ﴿٧٩﴾

80. አለኝ የሚለውንም ሁሉ እንወርሰዋለን ወደ እኛም ብቻውን ሆኖ ይመጣል።

وَنُرِيهِ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾

81. ከአላህ ሌላ አማልክትን ለእነርሱ መከበሪያ አማላጅ እንዲሆኗቸው ያዙ።

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾

82. ከዚህ ተግባራቸው ይከልከሉ (ይታቀቡ)። መገዛታቸውን በእርግጥ ወደፊት ይከዷቸዋል። በእነርሱም ላይ ተቃራኒ (ባላጋራ) ይሆኑባቸዋል።

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

83. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ሰይጣናትን በከላዲያን ላይ በመጥፎ ሥራ የሚገፋፏቸው ሲሆኑ የላክንባቸው መሆናችንን አላየህምን።

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرَهُمْ آرَاءًا ﴿٨٣﴾

84. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በእነርሱም መቀጣት ላይ አትቸኩል። ለእነርሱ ቀንን እንቆጥርላቸዋለንና።

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾

85. ትክክለኛ አማኞችን የተከበሩ ቡድኖች ሆነው ወደ አዛኙ አምላክ የምንሰበሰብበትንና:

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴿٨٥﴾

86. ከሓዲያንን የተጠሙ ሆነው ወደገሀንም የምንነዳበትን ቀን አስታውስ።

وَنَسُوفُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا ﴿٨٦﴾

87. አዛኙ አምላክ ዘንድ ቃል ኪዳንን የያዘ ቢሆን እንጂ ሌሎች ማማላድን አይችሉም።

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

88. አጋሪዎች «አዛኙ አምላክ አላህ ልጅ ወለደ።» አሉ።

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾

89. (አጋሪዎች ሆይ!) እጅግ ከባድና መጥፎን ነገር በእርግጥ አመጣችሁ።

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾

90. ከዚህ ንግግራቸው ሰማያት ሊቀደዱ፤ ምድርም ልትሰነጠቅ፤ ጋራዎችም ተንደው ሊወድቁ ይቃረባሉ።

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ﴿٩٠﴾

91. ይህም ለአዛኙ አምላክ ልጅ አለው ስላሉ ነው።

أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾

92. አዛኙ ጌታ ልጅን መያዝ አይገባዉም።

وَمَا يَتَّبِعِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾

93. በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ በትንሣኤ ቀን (ለአር-ረሀማን) ለአዛኙ ጌታ ባሪያ ሆነው የሚመጡ እንጂ ሌላ አይደሉም።

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَانِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

94. አላህ በእርግጥ በዕውቀቱ ከቧቸዋል። መቁጠርንም ቆጥሯቸዋል።

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾

95. ሁሉም በትንሳኤ ቀን ለየብቻ ሆነው ወደ እርሱ መጪዎች ናቸው።

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

96. እነዚያ በአላህ ያመኑና በጎ ስራዎችን የሰሩ ሁሉ አር-ረሀማን ለእነርሱ ውዴታን ይሰጣቸዋል።

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

97. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በምላስህም ቁርአንን ያገራነው በእርሱ ጥንቁቆችን ልታበስርበትና በእርሱ ተከራካሪ ሕዝቦችን ልታስፈራራበት ዘንድ ነው።

فَأِنَّمَا يَسْتَرْثِيهِ بِلِسَانِكَ لِئُبَيِّنَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿٩٧﴾

98. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነርሱም በፊት ከክፍለ ዘመናት ህዝቦች ብዙ ትውልዶችን አጥፍተናል። ከእነርሱ አንድን እንኳ ታያለህን? ወይንስ ለእነርሱ ሹክሹክታን ትሰማለህን? (አታይም፣ አጸማምም)።

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِشُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

ሱረቱ ጣሃ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ጧሃ፤ طه ①

2. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ቁርአንን አንድትቸገር ባንተ ላይ አላወረድንም። مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ②

3. አላህን ለሚፈራ ሁሉ መገሠጫ ይሆን ዘንድ እንጂ إِلَّا تَذِكْرًا لِمَنْ يَخْشَى ③

4. ቁርአን ምድርንና የላይኛዎቹን (የተከበሩ) ሰማያትን ከፈጠረ አምላክ ተወረደ። تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ ④

5. እርሱ አዛኙ ጌታ (አር-ረሀማን) በዐርሹ ላይ ከፍ አለ። الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ⑤

6. በሰማያት፣በምድርና በመካከላቸውም ያለው ከአፈር በታችም ያለው ሁሉ የእርሱ ብቻ ነው። لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ⑥

7. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በንግግር ብትጮህ (አላህ ከጩኸቱ የተብቃቃ ነው።) እርሱ ምስጢርን ከዚያም በጣም የተደበቀንም ያውቃልና። وَإِنْ تَجَهَّرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ⑦

8. አላህ ከእርሱ ሌላ አምላክ የለም። ለእርሱ መልካሞች የሆኑ አያሌ ስሞች አሉት። اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ⑧

9. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የሙሳ ወሬ (ታሪክ) መጥቶሃልን (ደርሶሃልን)? وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ⑨

10. እሳትን ባየና ለቤተሰቦቹ «(እዚህ) ቆይ። እኔ እሳትን አየሁ፤ ከእርሷ ችቦን ለመጣላችሁ ወይም እሳቲቱ ዘንድ መሪን ላገኝ እከጅላለሁ።» ባለ ጊዜ የሆነውን አስታውስ። إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى الْنَّارِ هُدًى ⑩

11. እናም ወደ እርሷ በመጣ ጊዜ (እንዲህ) በማለት ተጠራ። «ሙሳ ሆይ! فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمُوسَى ⑪

12. «እኔ ጌታህ ነኝ። ጫማዎችህን አውልቅ፤ አንተ በተቀደሰው ሸለቆ በጡዋ ነህና። إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ⑫

13. «እኔም መረጥኩህ ስለ ሆነም የሚወረድልህን ነገር በደንብ አዳምጥ። وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ⑬

14. «እኔ አላህ ነኝ። ያለ እኔ ትክክለኛ አምላክ የለምና እኔን ብቻ ተገዛኝ። ሰላትንም እኔን ለማውሳት በአግባቡ ስገድ። إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ⑭

15. «ነፍስ ሁሉ በምትሰራው ነገር ትመነዳ ዘንድ ሰዓቲቱ በእርግጥ መጪ ናት። የትንሳኤውን ወሬ ልደብቃት እቀርባለሁ።»
 إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾

16. (ሙሳ ሆይ!) «በእርሷ የሚያምንና ዝንባሌውን የሚከተል ሰው ሁሉ ከእርሷ አያግድህ ትጠፋለህና።»
 فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ﴿١٦﴾

17. (ሙሳ ሆይ!) «ይህችም በቀኝ እጅህ ያለችው ምንድን ናት?» (ተባለ)።
 وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْوَسَىٰ ﴿١٧﴾

18. «እርሷ በትሬ ናት። በእርሷም እደገፍባታለሁ። በእርሷም ለፍየሎቼ ቅጠልን አረግፍባታለሁ። በእርሷ ሌሎች ጉዳዮችም አሉኝ።» አለ።
 قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَاهْتَسُّ بِهَا عَلَيَّ عَنِّي وَلِي فِيهَا مَقَابِرُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾

19. አላህም «ሙሳ ሆይ! እስቲ ጣላት።» አለው።
 قَالَ أَلْقَاهَا يَمْوَسَىٰ ﴿١٩﴾

20. ሙሳም ጣላትና፤ ወዲያውም እርሷ የምትሮጥ እባብ ሆነች።
 فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿٢٠﴾

21. አላህም አለው፡ «ሙሳ ሆይ! ያዛት አትፍራም ወደ መጀመሪያ ጠባይዋ እንመልሳታለን።»
 قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿٢١﴾

22. «እጅህንም ወደ ብብትህ አስገባ። ሌላ ተዓምር ስትሆን ያለ ምንም ችግር ነጭ ሆና ትወጣለችና።»
 وَأَضْمَمُ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيَّضَاءَ مِنْ عَيْبٍ سَوْءٍ عَائِيَةً أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾

23. (ሙሳ ሆይ!) «ከተዓምራቶቻችን ታላቁን እናሳይህ ዘንድ ይህን ፈጻምን።»
 لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ﴿٢٣﴾

24. (ሙሳ ሆይ!) «ወደ ፈርዖን ሂድ። እርሱ ወሰን (ድንበር) አልፏልና።»
 أَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٢٤﴾

25. ሙሳም አለ፡ «ጌታዬ ሆይ! ልቤን አስፋልኝ።»
 قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾

26. «ጉዳዬንም አግራልኝ።»
 وَبَيِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾

27. «የምላሴን መኮለተፍም አስወግድልኝ።»
 وَأَحْلِلْ عُقْدَةَ مِنِّ لِسَانِي ﴿٢٧﴾

28. «ንግግሬን ይረዱ ዘንድ።»
 بَيِّقْمَهُمْ قَوْلِي ﴿٢٨﴾

29. «ከቤተሰቦቼም ለእኔ ረዳትን አድርግልኝ።»
 وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾

30. «ወንድሜን ሃሩንን»
 هَنُرُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾

31. «ኃይሌንም በእርሱ አበርታልኝ።»
 أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾

32. «በነገሬም አጋራው።»
 وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

33. «በብዛት እንድናጠራህና»
 كَيْ نُنْسِيْحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾

34. «በብዛት እንድናወሳህ»
 وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾

35. «አንተ በእኛ ነገር አዋቂ ነህና።»
 إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾

36. አላህም አለ: «ሙሳ ሆይ! ልመናህ በእርግጥ ተቀባይነትን አገኝቷል።

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ﴿٣٦﴾

37. «ሙሳ ሆይ! በሌላም ጊዜ ባንተ ላይ በእርግጥ ውለታን ውለናል።

وَلَقَدْ مَنَّاْ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿٣٧﴾

38. «ለእናትህ በራእይ ባሳወቅን ጊዜ ነው።

إِذْ أَوْحَيْنَاْ إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾

39. «ሕፃኑን በሳጥኑ ውስጥ አስገቢው እርሱንም (ሳጥኑን) በባህር ላይ ጣይው፤ ባህሩም በዳርቻው ይጥለዋል (ይተፋዋል)። ለእኔም ለእርሱም ጠላት የሆነ ሰው ይይዘዋልና። በማለት (ባሳወቅን ጊዜ ለገስገልህ)። ልትወደድና በዐይኔ እይታ (በእኔም ጥበቃ) ታድግ ዘንድ ባንተ ላይም ከእኔ የሆነ መወደድን ጣልኩብሁ።

أَنِ اقْدِفِيهِ فِي الْوَابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِيُضَمَّ عَلَيَّ عَيْنِي ﴿٣٩﴾

40. «እሁትህ በምትሄድና «የሚያሳድገውን ሰው ለመላክታችሁን?» ባለች ጊዜ (መወደድን ጣልኩብሁ)። ወደ እናትህም ዓይኗ እንዲረጋጋ እርሷ እንዳታዝንም መለስንህ። ነፍስንም ገደልክ ከጭንቅም አዳንንህ። ፈተናዎችንም ፈተንህ። በመድዩን ቤተሰቦችም ውስጥ ብዙ ዓመታትን ተቀመጥክ። ከዚያ ሙሳ ሆይ! በተወሰነ ጊዜ ላይ መጣህ።

إِذْ تَمْشِيْ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَتَوَلَّتْ نَفْسًا وَفَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوًّا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَيَّ قَدَرٍ يَمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾

41. «ለራሴም ለመልዕክተኝነት መረጥኩሁ።

وَأَصْطَفَيْنَاكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾

42. «አንተና ወንድምህ በተዓምራቴ ሆናችሁ ሂዱ። እኔንም ከመውሳትም አትባዝኩ።

ذِكْرِي ﴿٤٢﴾

43. «ወደ ፈርዖን ሂዱ። እርሱ ወሰን አልፏልና።

أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾

44. «እርሱ ምን አልባትም ይገሰጥ ወይም ይፈራ ዘንድ። ለእርሱ ለስላሳን ቃል ተናገሩት።»

يَخُشِيَ ﴿٤٤﴾

45. «ጌታችን ሆይ! በእኛ ላይ ክፋት በመስራት መቸኮሉን ወይም ኩራትን መጨመሩን እንፈራለን።» አሉ።

قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا لَنَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَّعِنَا ﴿٤٥﴾

46. አላህም አለ: «እኔ በእርግጥ ከናንተ ጋር ነኝና አትፍሩ። የሚለውንም ሁሉ እሰማለሁ። የሚፈጸመውንም አያለሁም።

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾

47. እናም ወደ እርሱም ሂዱና (እንዲህ) በሉት: «እኛ የጌታህ መልዕክተኞች ነንና የኢስራኢልን ልጆች ሁሉ ከእኛ ጋር ልቀቅ። አታሰቃያቸውም። ከጌታህ በሆነው ተዓምር በእርግጥ መጥተንሃልና። ሰላምም ቀጥታን በተከተለ ሁሉ ላይ ይሁን።

فَأْتِيَاهُ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِن أَتْبَعِ الْهُدَىٰ ﴿٤٧﴾

48. «እነሆ የአላህ ቅጣት እውነትን ባስተባበለና እምቢ ባለ ሰው ላይ እንደሆነ በእርግጥ አያሌ መልዕክት ተወረደልን።» በሉት። ﴿قَالَ قَدْ أُوجِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ ٥٨

49. ፈርዖንም «ሙሳ ሆይ! ጌታችሁ ማነው?» አለ። ﴿قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ﴾ ٥٩

50. «ጌታችን ያ ለፍጥረቱ ሁሉ የሚያስፈልገውን ቅርጹንና ባህሪውን የሰጠው ከዚያም ሁሉንም ለተፈጠረለት የመራው ነው።» አለው። ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ ٦٠

51. ፈርዖንም «የመጀመሪያይቱ ዘመናት ህዝቦች ሁኔታስ ምንድን ነው?» አለ። ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ ٦١

52. ሙሳም «የዚህ ዕውቀት እጌታዬ ዘንድ በመጽሐፍ የተመዘገበ ነው። ጌታዬ አይሳሳትም አይረሳምም።» አለው። ﴿قَالَ عَلِمَهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَبْصُلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَىٰ﴾ ٦٢

53. ያ ምድርን ለእናንተ ምንጣፍ ያደረገላችሁ በእርሷም ውስጥ ለእናንተ መንገድን ያገራላችሁ ውሃንም ከሰማይ ያወረደላችሁ ነው። በእርሱም ከተለያየ በቃይ ዓይነቶችን አወጣንላችሁ። ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهٖٓ أَزْوَاجًا مِّن تَبَاتٍ شَتَّىٰ﴾ ٦٣

54. ለራሳችሁ ብሉ። እንስሳዎቻችሁንም አግጡ። (ባዮች ሆነን አወጣንላችሁ።) በዚህ ውስጥ ለአእምሮ ባለቤቶች ሁሉ በእርግጥ ተዐምራት አለበት። ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّعْمَىٰ﴾ ٦٤

55. (ሰዎች ሆይ!) ከእርሷ (ከምድር) ፈጠሮናችሁ። ወደ እርሷም ውስጥ እንመልሳችኋለን። ከእርሷም በሌላ ጊዜ እናወጣችኋለን። ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ ٦٥

56. ተዓምራቶቻችንንም ሁሏንም ለፈርዖን በእርግጥ አሳየው። አስተባበለም። እምቢም አለ። ﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ﴾ ٦٦

57. አለም፡ «ሙሳ ሆይ! ከምድራችን በድግምትህ ልታወጣን መጣህብን?» ቢሆን። ﴿قَالَ أَجِئْتُنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَىٰ﴾ ٦٧

58. «መሰሉንም ድግምት እናመጣብሃለን። በእኛና ባንተም መካከል እኛም አንተም የማንጥሰው የሆነ ቀጠሮን በመካከለኛ ስፍራ አድርግልን።» አለ። ﴿فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهٗ وَوَلَا أَنْتَ مَكَاثِبُ سَوَىٰ﴾ ٦٨

59. ሙሳም፡ «ቀጠራችሁ ያ የማጌጫው የበአሉ ቀን ነው። ሰዎችም ረፋድ ላይ እንዲሰበሰቡ ይሁን።» አለ። ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْتَةِ وَأَنَّ مُجَشَّرَ النَّاسِ ضَحَىٰ﴾ ٦٩

60. ፈርዖንም ዞረ። ተንኮሉን ሰበሰበ። ከዚያ መጣ። ﴿فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ﴾ ٧٠

61. ሙሳም ለእነርሱ፡ «ወዮላችሁ በአላህ ላይ ውሸትን አትቀጠፉ። በቅጣት ያጠፋችኋልና። የቀጠፈም ሰው በእርግጥ አፈረ።» አላቸው። ﴿كَذِبًا فَيُسْحِتِكُمْ بِعَذَابٍ وَوَقَدْ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ﴾ ٧١

62. (ድግምተኞቹ) በመካከላቸውም ነገራቸውን ተጨቃጨቁ። ውይይትንም ደበቁ።
 فَتَنَّا زُجُوعًا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴿٣٢﴾

63. አሉም፡ «እነዚህ በእርግጥ ደጋሚዎቻችን ናቸው። ከምድራችሁ በድግምታቸው ሊያወጧችሁ በላጩቱንም መንገዳችሁን ሊያስወግዱባችሁ ይችላሉ።
 وَقَدْ هَبَّتْ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمَثَلُ ﴿٣٣﴾

64. «ተንኮላችሁንም አጠንክሩ። ከዚያም ተሰልፋችሁ ኑ። ዛሬ ያሽነፈረም ሰው ምኞቱን አገኘ።» ተባባሉ።
 فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ آتُوا صَفًا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ﴿٣٤﴾

65. «ሙሳ ሆይ! በመጀመሪያ ትጥላለህ ወይስ እኛ እንጣል? (ምረጥ)» አሉ።
 قَالُوا يَمْوَسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوْلَىٰ مِنَ الْقَىٰ ﴿٣٥﴾

66. ሙሳም «እናንተ በመጀመሪያ ጣሉ።» አላቸው። ጣሉም። ወዲያውም ገመዶቻቸውና ዘንጎቻቸው ከድግምታቸው የተነሳ የሚሮጡ እባቦች ሆነው (መስለው) ወደ እርሱ ተመሰሉበት።
 قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿٣٦﴾

67. ሙሳም በውስጡ ፍርሃት አደረበት።
 فَأَوَّجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٣٧﴾

68. አልነውም፡ «አትፍራ። የበላዩ አንተ ነህና።
 فَلَمَّا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٣٨﴾

69. «በቀኝ እጅህ ያለችውን ብትረ ጣል። ያንን የሰሩትን ሁሉ ትውጣላችና። ያ የሰሩት ሁሉ የድግምተኛ ተንኮል ብቻ ነውና። ድግምተኛም በመጣበት ስፍራ ሁሉ አይቀናዉም።»
 وَأَلْقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٣٩﴾

70. ድግምተኞቹም ሱጁድ ወረዱ፡ «በሃሩንና በሙሳ ኔታ አመንን።» አሉ።
 قَالَتِ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا ءَأَمَّنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾

71. (ፈርዖንም) «ለእናንተ ሳልፈቅድላችሁ በፊት ለእርሱ አመናችሁላችን! እርሱ በእርግጥ ያ ድግምትን ያስተማራችሁ መሪያችሁ ነው። እጆቻችሁንና እግሮቻችሁን (በማናጋት) ግራንና ቀኝን በማፈራረቅ እቆራረጣችኋለሁ። በዘምባባም ግንደች ላይ እስቅላችኋለሁ። የማንኛችን ቅጣት በጣም ብርቱና የሚቆይ መሆኑን በዚያ ጊዜ ታውቃላችሁ።» አላቸው።
 قَالَ ءَأَمَّنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا فَطَعَنَ أَبِيدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا أَصْلَبْتَكُمْ فِي جُدُوعِ التَّخْلِ وَلَسَعَلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٤١﴾

72. አሉትም፡ «ከመጡልን ተዓምራትና ከዚያ ከፈጠረን አምላክ ፈጽሞ አናስበልጥህም። እናም የምትፈርደውን ፍረድ። የምትፈርደው በዚህች በአነስተኛይቱ ህይወት ብቻ ላይ ነውና።
 قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٤٢﴾

73. «ኃጢአቶቻችንንና ከድግምትም እንድንፈጽመው ያስገደድከንን ይምረን ዘንድ እኛ በኔታችን አምነናል። አላህ በጣም በላጭ ነው።
 إِنَّا ءَأَمَّنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطْلَيْنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٤٣﴾

ቅጣቱም ሆነ ምንዳው በጣም የሚዘወትር ነው።»

አሉ።

74. ከሃዲ ሆኖ ወደ ጌታው የሚመጣ (የሚሞት) ሰው ሁሉ ለእርሱ ገሀነም አለችለት። በውስጧም አይሞትም ህያዊም አይሆንም።
إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿٧٤﴾

75. እነዚያ በጎ ስራዎችን የሰፋና አማኝ ሆነው ወደ ጌታቸው የመጡ ሰዎች ደግሞ እነዚያ ለእነርሱ ከፍተኛ ደረጃዎች አሏቸው።
وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴿٧٥﴾

76. ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው የመኖሪያ ገንቶች በውስጣቸው ዘውታሪዎች ሲሆኑ አሏቸው። ይህም አይነቱ ክፍያ ለተጥራራ ሁሉ ምንዳው ነው።
جَنَّاتٍ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴿٧٦﴾

77. ወደ ሙሳም «ባሮቼን ይዘህ በሌሊት ሂድ። ለእነርሱም በባህር ውስጥ ደረቅ መንገድን አድርግላቸው። ፈርዖን ያገኘኛል ብለህ አትፍራ። ከመስመጥም አትጨነቅ።» ስንል በእርግጥ ላክንበት።
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَى ﴿٧٧﴾

78. ፈርዖን ከሰራዊቱ ጋር ሆኖ ተከተላቸው። ከባህሩም የሚሸፍን ነገር ሸፈናቸው።
فَاتَّبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ غَاشِيَةٌ ﴿٧٨﴾

79. ፈርዖንም ህዝቦቹን አሰሰታቸው። ቅኑንም ማንገድ አልመራቸውም።
وَأَصْلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴿٧٩﴾

80. የኢስራኢል ልጆች ሆይ! ከጠላታችሁ በእርግጥ አዳንናችሁ። በጡር ተራራም ቀኝ ጎን ላይ ቀጠሮ አደረግንላችሁ። በእናንተም ላይ መናንና ሰልዋን (ድርጭት) አወረድንላችሁ።
يَبْنَئِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ غَدْرِكُمْ وَوَعَدْنَاكَ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى ﴿٨٠﴾

81. ከሰጠናችሁ ሲሳይ ከመልካሙ ብሉ። በእርሱም ወሰንን አትለፉ። ቁጣዬ በእናንተ ላይ ይወርድባችኋልና። ቁጣዬ የሚወርድበት ሁሉ በእርግጥ ይጠፋል።
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ﴿٨١﴾

82. እኔም ለተጸጸተ ላመነም መልካምንም ለሰራ ከዚያ ለተመራ ሁሉ በእርግጥ መላረ ነኝ።
وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى ﴿٨٢﴾

83. «ሙሳ ሆይ! ከህዝቦችህ ምን አስቸኮለህ?» ተባለ።
* وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى ﴿٨٣﴾

84. «እነርሱ እነዚህ በዱካዬ ላይ ያሉ ናቸው። ጌታዬ ሆይ! ትወድልኝ ዘንድ ወደ አንተ ቸኮልኩ።» አለ።
قَالَ هُمْ أَوْلَاءٌ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿٨٤﴾

85. (አላህም) «እኛም ካንተ በኋላ ሰዎችህን በእርግጥ ፈተንን። ሳምራዊዉም አሰሰታቸው።» አለው።
قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾

86. ሙሳም ወደ ሰዎች የተቆጣና ያዘነ ሆኖ ተመለሰ። «ሀዝቦቼ ሆይ! ጌታችሁ መልካም ተስፋን አልቀጠራችሁምን? ቀጠሮው በእናንተ ላይ ረዘመባችሁን? ወይስ በእናንተ ላይ ከጌታችሁ ቅጣት ሊወርድባችሁ ፈለጋችሁና ቃል ኪዳኔን አፈረሳችሁ?» አላቸው።

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَقَالَ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أُرَدْتُمْ أَنْ يُجَلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿٨٦﴾

87. «ቀጠሮህን በፈቃዳችን አልጣስንም። ግን እኛ ከሀዝቦች ጌጥ ሸክሞችን ተጫን። በእሳት ላይ ጣልናትም። ሳምራዊውም እንደዚሁ አብሮን ጣለ።» አሉት።

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلِنَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْرَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْتَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾

88. ለእነርሱም የመጓጎር ባህሪ ያለውን ጥጃን (መሰል) አካልን አወጣላቸው። «ተከታዮቹ ሆይ! ይህ የእናንተም ሆነ የሙሳ አምላክ ነው። ግን ረሳው እንጂ።» አሉ።

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾

89. ወደ እነርሱ ንግግርን የማይመልስ ለእነርሱም ጉዳትንና ጥቅምን የማይችል መሆኑን አያዩምን?

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

90. ከዚያ በፊት ሀሩንም በእርግጥ አላቸው። «ሀዝቦቼ ሆይ! ይህ በእርሱ የተሞከራችሁበት ብቻ ነው። ጌታችሁም አር-ረሀማን ነው። ተከተሎችም፤ ትእዛዜንም ስሙ።»

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هُرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٩٠﴾

91. «ሙሳ ወደ እኛ እስከሚመለስ በእርሱ መገዛት ላይ ከመቆየት ፈጽሞ አንወገድም።» አሉ።

قَالُوا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾

92. ሙሳም አለ፡- «ሃሩን ሆይ! ተሳስተው ባየሃቸው ጊዜ ምን ከለከለህ?»

قَالَ يَبْهَرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٩٢﴾

93. «እኔን ከመከተል? ትእዛዜን ጣስክን?» አለ።

أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٣﴾

94. «ሃሩን የእናቴ ልጅ ሆይ! ዲሜንም ሆነ ራሴን አትያዝ። እኔ <በኢስራኢል ልጆች መካከል ለያየህ ቃሌንም አልጠበክም> ማለትህን ፈራሁና ነው።» አለው።

حَشِيشٌ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾

95. ሙሳም «ሳምራዊው ሆይ! ነገርህ ምንድን ነው?» አለ።

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَلِيمٌ ﴿٩٥﴾

96. ሳምራዊውም፡ «እነርሱ ያላዩትን ነገር አየሁ። ከመልዕክተኛው ፈረስ ኮቴ ዱካም ጭብጥ አፈርን ዘገንኩ። በቅርጹ ላይ ጣልኳትም። ልክ እንደዚሁ ነፍሱ ሸለመችልኝ።» አለ።

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾

97. ሙሳም ለሳምራዊው አለው፡ «ሂድ። በህይወትህ ላይ ለሆኑ ሰው ሁሉ መነካካት የለም» እያልክ ኑር።

قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ يُخْلَفَهُ

እንተም ፈጽሞ የማትቀር ቀጠሮ አለህ። ወደ እዚያውም በእርሱ ላይ ተገዢው ሆነህ ወደ ቆየህበት አምላክህ ተመልከት። በእርግጥ እናቃጥለዋለን። ከዚያም በባህሩ ውስጥ እንበትነዋለን።»

وَأَنْظِرْ إِلَىٰ إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٧٧﴾

98. (ሰዎች ሆይ!) ጌታችሁም ያ ከእርሱ በስተቀር ሌላ አምላክ የሌለ የሆነው አለህ ብቻ ነው። እውቀቱ ሁሉን ነገር አዳረሰ።

إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٧٨﴾

99. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ልክ እንደዚህ በእርግጥ ካለፉት ወሬዎች ባንተ ላይ እንተርካለን፤ ከእኛም ዘንድ ቁርኣንን በእርግጥ ሰጠንህ።

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ ءَاتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿٧٩﴾

100. ከእርሱ ያፈገገ ሰው እርሱ በትንሳኤ ቀን ከባድን ቅጣት ይሸከማል።

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿٨٠﴾

101. በእርሱ ውስጥ ዘውታሪዎች ሆነው ይሸከማሉ። በትንሳኤ ቀን ለእነርሱ እጣ ፈንታ የሆነው ሸክም ከፋ!

خٰلِدِيْنَ فِيْهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿٨١﴾

102. በቀንዱ በሚነፋ ቀን ሸክማቸው ከፋ። ከሓዲያን በዚያ ቀን ዓይኖቻቸው ሰማያዊዎች ሆነው እንሰበስባቸዋለን።

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْمُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ رِّزْقًا ﴿٨٢﴾

103. «አስርን (ቀን) እንጂ አልቆያችሁም።» በመባባል በመካከላቸው ይንሸካሸካሉ።

يَتَخَفَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّيْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ﴿٨٣﴾

104. በሃሳብ ቀጥተኞቻቸው «አንድን ቀን እንጂ አልቆያችሁም።» በሚል ጊዜ የሚሉትን ነገር እኛ አዋቂዎች ነን።

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً اِنْ لَّيْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ﴿٨٤﴾

105. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከጋራዎች ይጠይቀሃልና (እንዲህ) በላቸው: «ጌታዬ መበተንን ይበትናቸዋል።

وَيَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴿٨٥﴾

106. «ትክክል ሜዳም ሆና ይተዋታል።

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿٨٦﴾

107. «በእርሷ ዝቅታና ከፍታን ፈጽሞ አታይም።»

لَا تَرَىٰ فِيْهَا عِوَجًا وَلَا اَمْتًا ﴿٨٧﴾

108. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በዚያ ቀን ለመሰብሰብ ጠሪውን ምንም እንከን የሌለውን ተጣሪ ይከተላሉ። ድምፆችም ሁሉ ለአር-ረሀማን ጸጥ ይላሉ። ስለዚህ (የኮቴ) ሹክሹክታን እንጂ አትሰማም።

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ﴿٨٨﴾

109. በዚያ ቀን ለእርሱ አር-ረሀማን የፈቀደለትን ለእርሱም ቃልን የወደደለትን ብቻ ቢሆን እንጂ ምልጃ አንድንም አትጠቅምም።

يَوْمَئِذٍ لَا تَسْمَعُ اِلَّا السَّمْعَةَ اِلَّا مَنْ اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿٨٩﴾

110. በስተፊታቸው ያለውንም ሆነ በስተኋላቸው ያለውን ሁሉ ያውቃል። በእርሱ ላይ ግን ማንም በእውቀቱ አያካብብም።

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ﴿٩٠﴾

111. ፊቶችም ሁሉ ህያውና የሁሉ አስተናባሪ ለሆነው * وَعَسَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ
 አላህ ተዋረዱ። በደልንም የተሸከመ በእርግጥ ከሰረ። مَن حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

112. አማኝ ሆኖ መልካም ስራዎችን የሰራ በደልንም وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا
 ሆነ መጉደልን አይፈራም። يَجْأَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

113. ልክ እንደዚሁም ዐረብኛ ቁርአን ሆኖ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ
 አወረድነው። አላህን ይፈሩ ዘንድ ወይም ለእነርሱ مِنْ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ
 ገለጽን። ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

114. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እውነተኛው فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ
 ንጉስ አላህ ከሐዲያን ከሚሉት ነገር ሁሉ ላቀ። ወደ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ
 አንተ መወረዱም ከመፈጸሙ በፊት ቁርአንን وَفَلَّ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾
 በማንበብ አትቸኩል። «ጌታዬ ሆይ! ዕውቀትን ጨምርልኝ።» በልም።

115. ወደ አደምም ከዚህ በፊት ቃል ኪዳንን በእርግጥ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ
 አወረድንና ረሳ። ለእርሱም ቆራጥነትን نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾
 አላገኘንለትም።

116. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
 ለመላእክትም «ለአደም ስገዱ።» ባልን ጊዜ (የሆነውን إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾
 አስታውሰ)። እነርሱም ዲያብሎስ ብቻ ሲቀር ሰገዱ። እሱማ እምቢ አለ።

117. ከዚያም አልን: «አደም ሆይ! ይህ ላንተም فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَارْزُقْكَ
 ለሚስትህም በእርግጥ ጠላት ነው። ስለዚህ ከገነት فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿١١٧﴾
 አያውጣችሁ፤ ትላፋለህና።

118. (አደም ሆይ!) «ላንተ በእርሷ ውስጥ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾
 አለመራብና አለመታረዝ አለህ።

119. «አንተም ከእርሷ ውስጥ አትጠማም። وَأَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٩﴾
 በጸሐይም አትተኮስም።»

120. ሰይጣን ወደ እርሱ (አደም) « አደም ሆይ! فَوَسَّسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ
 በመዘውተሪያ ዛፍ በማይጠፋ ንግስናም ላይ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٌ لَّا يَبُلَىٰ ﴿١٢٠﴾
 ለመላክትህን?» በማለት ጎተጎተ።

121. ከእርሷም በሉ። ለእነርሱም ሆኖ ለተገለጸቸው فَآكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا
 ተገለጸቸው። ከገነትም ቅጠል በላያቸው ላይ ይለጥፉ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن رَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ
 ጀመር። አደምም የጌታውን ትእዛዝ ረስቶ ጣሰ። آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾
 ተሳሳተም።

122. ከዚያም ጌታው መረጠው። ከእርሱም نَمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾
 ተቀበለው። መራዉም።

123. አላህም አላቸው፡- «ከፊላችሁ ለከፊሉ ጠላት
 ሲሆን (አደምና ሐዋ) ሁላችሁም ከእርሷ ውረዱ፡፡ ከእኔ
 የሆነ መመሪያ ቢመጣላችሁ መመሪያየን የተከተለ
 ሁሉ አይሰሳትም፡፡ አይቸገርምም፡፡ ﴿١٢٣﴾

124. «ከግሳዴዬ የዘረ ግን በዚህች ዓለም ጠባብ ኑሮ
 አለው፡፡ በትንሳኤ ቀንም ዕውር ሆኖ
 እንቀሰቅሰዋለን፡፡» ﴿١٢٤﴾

125. «ጌታዬ ሆይ! ለምን ዕውር አድርገህ አስነሳኸኝ፡፡
 በእርግጥ የሚይ የነበርኩ ስሆን?» አለ፡፡ ﴿١٢٥﴾

126. «ነገሩ ልክ እንደዚሁ ነው፡፡ ተዓምራቶቻችን
 መጡልህና ተውካቸውም፡፡ ልክ እንደዚሁም ዛሬ
 ትተዋለህ፡፡» ይለዋል፡፡ ﴿١٢٦﴾

127. እንደዚሁም ያጋራንና በጌታው አናቅጽ ያለመነን
 እንቀጣዋለን፡፡ የመጨረሻይቱ ዓለም ቅጣት በጣም
 ብርቱና ለሁልጊዜም ዘውታሪ ነው፡፡ ﴿١٢٧﴾

128. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ! ቁረይሾችን
 ከእነርሱ በፊት ከክፍለ ዘመናት ህዝቦች ብዙዎችን
 ያጠፋን መሆናችንን በመኖሪያዎቻቸው የሚሄዱ ሆነው
 ሳሉ ለእነርሱ አልተገለጸላቸውምን? በዚህ ውስጥ
 ለአእምሮ ስለሌሎች በእርግጥ መልዕክቶች አሉበት፡፡ ﴿١٢٨﴾

129. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከጌታህ
 ያለፈች ቃልና የተወሰነ ጊዜ ባልነበረ ኖሮ ቅጣቱ አሁኑኑ
 የሚይዘቸው ይሆን ነበር፡፡ ﴿١٢٩﴾

130. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በሚሉትም
 ሁሉ ላይ ታገሥ፤ ጌታህንም ጸሐይ ከመውጣቷ በፊትና
 ከመግባቷም በፊት የምታመሰግን ሆነህ አጥራው፡፡
 ከሌሊት ሰዓቶችም በቀን ጨፍችም አጥራው፡፡
 በሚሰጥህ ምንዳልትወድ ይከጀላልና፡፡ ﴿١٣٠﴾

131. ዐይኖችህን ከሰዎች የተወሰኑ ክፍሎችን
 ልንፈትናቸው ወደ አጣቀምንበት ወደ ቅርቡቱ
 ህይወት ጌጦች አትዘርጋ፡፡ የጌታህ ሲሳይ በጣም
 በላጭና ዘውታሪ ነው፡፡ ﴿١٣١﴾

132. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!)
 ቤተሰብህንም በሰላት ላይ እዝዝ፡፡ አንተም በእርሷ ላይ
 ዘውትር፡፡ ሲሳይን አንጠይቅህም፡፡ እኛ እንሰጥሃለን፡፡
 መልካሚቱ መጨረሻ ለጥንቁቆቹ ናት፡፡ ﴿١٣٢﴾

133. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ተከራካሪዎችህ «ከጌታው በሆነ ተዓምር አይመጣምን?» አሉ። በመጀመሪያዎቹ ጸሁፎች ውስጥ ያለችው ማስረጃ አልመጣቸውምን?»
 وَقَالُوا لَوْلَا يَا تَيْبَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوْلَمِ تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٣٣﴾

134. እኛም (ከሙሐመድ መላክ) በፊት በቅጣት ባጠፋናቸው ኖሮ «ጌታችን ሆይ! ከመዋረዳችንና ከማፈራችን በፊት አናቅጽህን እንከተል ዘንድ ወደኛ መልዕክተኛን አትልክልንም ነበርን?» ባሉ ነበር።
 وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾

135. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ሁሉም ተጠባባቂ ነው። ተጠባባቂም የቀጥታዊም መንገድ ባለቤቶች እነማን እንደ ሆኑ እነማንም እንደ ተመሩ ለሕይወት ታውቃላችሁ።» በላቸው።
 قُلْ كُلُّ مُرْتَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا ۗ فَسَتَعْلَمُونَ مَن أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿١٣٥﴾



በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. ለሰዎች እነርሱ በዝንጋታ ውስጥ መሰናዳትን የተወሰነው ስላት ምርመራቸው ቀረበ።
 أَفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ۚ

2. ከጌታቸው አዲስ የተወረደ ቁርኣን አይመጣላቸውም። እነርሱ የሚያላግጡበት ሆነው፤ የሚደግምጡት ቢሆኑ እንጂ።
 مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿١٣٦﴾

3. ልቦቻቸው ዝንጉዎች ሆነው። እነዚያም የበደሉት ሰዎች መንገዳቸውን ደበቁ። «ይህ ብጡያችሁ ሰው እንጂ ሌላ ነውን? እናንተም የምታዩ ስትሆኑ ድግምትን ለመቀበል ትመጣላችሁን?» አሉ።
 لَا هِيَةَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسْرَأُ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِّثْلَكُم مَّا أَفْتَأْتُونَ السَّحَرَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿١٣٧﴾

4. (ሙሐመድም) «ጌታይ ቃልን ሁሉ በሰማይና በምድር ውስጥ ያለ ሲሆን ያውቃል። እርሱም ሰሚና አዋቂ ነው።» አለ።
 قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٨﴾

5. በእውነቱ «ቁርኣኑ የሕልሞች ቅዠቶች ነው። ይልቁንም ቀጠፈው፤ እንዲያውም እርሱ ቅኔን ገጣሚ ነው። የቀድሞዎቹም እንደ ተላኩ ሁሉ መልዕክተኛ ከሆነ በተዓምር ይምጣብን።» አሉ።
 بَلْ قَالُوا أَضْغَثٌ أَحْلَمَ بَلْ أَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلَىٰ ﴿١٣٩﴾

6. ከእነርሱ በፊት ያጠፋናት ከተማ አላመነችም። ስለዚህም እነርሱ ያምናሉን?
 مَا آءَامَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٤٠﴾

7. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከአንተም በፊት ወደእነሱ የምናወርድላቸው የኾነ ሰዎችን እንጂ ሌላን አላክንም። የማታውቁ ከሆናችሁ የመጽሐፉን ባለቤቶች ጠይቁ።
 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٤١﴾

8. ምግብን የማይበላ አካልም አላደረግናቸዉም። وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ
ዘውታሪዎችም አልነበሩም። وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾

9. ከዚያ ቀጠሮን ሞላንላቸውና እነርሱንና የምንሻውን ሰው አዳንናቸዉም። ወሰን
አላፈዎችንም አጠፋን። ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ
وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٩﴾

10. (ሙስሊሞች ሆይ!) ክብራችሁ በውስጡ
ያለበትን መጽሐፍ ወደእናንተ በእርግጥ አወረድን።
ከታውቁምን? لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾

11. በዳይም ከነበረች ከተማ ያጠፋናትና ከኋላዎም
ሌሎችን ህዝቦች ያስገኘነው ብዙ ናት። وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا
بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾

12. ቅጣታችንም በተሰማቸው ጊዜ እነርሱ
ወዲያውኑ ከርሷ ለመሸሽ ይገሰግሳሉ። فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَآئِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ
﴿١٢﴾

13. «አትገስግሱ፤ ትጠቀም ይሆናልና በእርሱ ወደ
ተቀማጠላችሁበት ጸጋ ወደ መኖሪያዎቻችሁም
ተመለሱ።» ይባላሉ። لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ
وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٣﴾

14. «የ ጥፋታችን! እኛ በእርግጥ በዳዮች ነበርን።»
ይላሉ። قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾

15. የታጨዱ ሬሳዎችም እስከደረግናቸው ድረስ
ይህቺ ጥሪያቸው ከመሆን አልተወገደችም። فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَتُهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَهُمْ
حَصِيدًا خَالِدِينَ ﴿١٥﴾

16. ሰማይንና ምድርን በመካከላቸው ያለውንም
ሁሉ ቀላጆች ሆነን አልፈጠርንም። وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لَعِينِينَ ﴿١٦﴾

17. መጨዎቻን (ሚስትንና ልጅን) ልንይዝ በሻን
ኖሮ ከኛ ዘንድ በያዝነው ነበር፤ ግን ሰሪዎች
አይደሉንም። لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا لَآتَّخِذْتَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ
كُنَّا فَعَالِينَ ﴿١٧﴾

18. በእርግጥ እውነትን በውሸት ላይ እንጥላለን።
አንጎሉን ያፈርሰዋልም። ወዲያውም እርሱ ጠፊ ነው።
ለእናንተም ከዚያ (ሚስትና ልጅ) አለው በማለት
ከምትመጥኑት ነገር ብርቱ ቅጣት አላችሁ።
(ወዮላችሁ)። بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا
هُوَ رَآهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

19. በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለው ሁሉም
የእርሱ ብቻ ነው። እርሱ ዘንድ ያሉትም መላእክት
እርሱን ከመገዛት አይከሩም። አይሰላቹምም። وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا
يُسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾

20. በበሌሊትና በቀንም ያጠሩታል። አይታክቱም። يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾

21. ይልቁንም ከምድር የሆኑን ሙታንን የሚያስነሱ
አማልክትን ያዙን? የለም። أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿٢١﴾

22. በሰማያትና በምድር ውስጥ ከአላህ ሌላ አማልክት በነበሩ ኖሮ ሁለቱም በተበላሹ ነበር።
 فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٢﴾
 የዐርሹ ጌታ አላህም ከሚሉት ሁሉ ጠራ።

23. አላህ ከሚሰራው ሁሉ አይጠየቅም። እነርሱ (ፍጥረቶቹ) ግን ይጠየቃሉ።
 لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

24. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ይልቅንም ከርሱ ሌላ አማልክትን ያዙን? «አስረጃችሁን አምጡ። ይህ ቁርአን እኔ ዘንድ ያለው ህዝብ መገሰጫ፤ ከኔ በፊትም የነበሩት ህዝቦች መገሰጫ ነው።» በላቸው። እንዲያውም አብዛኞቻቸው እውነቱን አያውቁም። ስለዚህ እነርሱ እንቢተኞች ናቸው።
 أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهٰنَكُمْ ۖ هٰذَا ذِكْرٌ مِنْ مَّعٰى وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ ۖ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾

25. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከንተ በፊትም እነሆ ከእኔ ሌላ አምላክ የለምና ተገዙን በማለት ወደ እርሱ የምናወርድለት ቢሆን እንጂ ከመልዕክተኛ አንድንም አላከንም።
 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوحِيَ اِلَيْهِ اَنْهٗ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿٢٥﴾

26. «አር-ረሕማንም ከመላእክት መካከል ልጅን ያዘ።» አሉ። ጥራት ተገባው። አይደለም መላእክት የተከበሩ ባሮች ብቻ ናቸው።
 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

27. በንግግር አይቀድሙትም፤ ያዘዘውንም ይፈጽማሉ።
 لَا يَسْـَٔفُوْنَهُ ۗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

28. በፊታቸው ያለውንና በኋላቸው ያለውንም ሁሉ ያውቃል። ለወደደውም እንጂ ለሌላው አያማልዱም። እነርሱም እርሱን ከመፍራታቸው የተነሳ ተጨናቂዎች ናቸው።
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اَرْتَضٰى وَهُمْ مِنْ خَشِيَّتِيْهِ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾

29. ከእነርሱም «እኔ ከእርሱ ሌላ አምላክ ነኝ።» የሚል ያንን ገሀነምን እንመነዳለን፤ በዳዮችን እንደዚሁ እንመነዳለን።
 * وَمَنْ يُقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهِ ۗ فَعَدٰىكَ نَجْرِيْهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾

30. እነዚያም በአላህ የካዱ ሰዎች ሰማያትና ምድር የተጣበቁ የነበሩና የለያየናቸው መሆናችንን አያውቁም? ህያው የሆነንም ነገር ሁሉ ከውሃ ፈጠርን። አያምኑምን?
 اَوَلَمْ يَرِ الْاٰدِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ ۗ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾

31. በምድርም ውስጥ በእነርሱ እንዳታረገርግ ጋራዎችን አደረግን። ይመሩም ዘንድ በእርሷ ውስጥ ሰፋፊ መንገዶችን አደረግን።
 وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوٰسِي ۙ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۗ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣١﴾

32. ሰማይንም ከመውደቅ የተጠበቀ ጣራ አደረግን። እነርሱ ግን ከተዓምራቱ ዘንጊዎች ናቸው።
 وَجَعَلْنَا السَّمٰءَ سَفَافًا مَّحْفُوْطًا ۗ وَهُمْ عَنِ اٰيٰتِيْهَا مُّعْرِضُوْنَ ﴿٣٢﴾

33. እርሱም ሌሊትንና ቀንን ጸሐይንና ጨረቃንም የፈጠረ ነው። ሁሉም በየ ምህቀራቸው (ፈለካቸው) ውስጥ ይዋኛሉ።

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

34. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ካንተ በፊት ለማንም ሰው ዘለዓለም መኖርን አላደረግንም። ታዲያ ብትሞት እነርሱ ዘውታሪዎች ናቸውን?

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَإِنَّ مِنْتَ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾

35. (ሰዎች ሆይ!) ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ናት። ለመፈተንም በክፉም በበጎም እንሞክራችኋለን። ወደ እኛም ትመለሳለችሁ።

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالنَّفْسِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

36. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያም በአላህ የካዱት ሰዎች ባዩህ ጊዜ መሳለቂያ አድርገው እንጂ አይዙህም። እነርሱ በአር-ረሀማን መወሰት እነርሱ ከሓዲያን ሲሆኑ: «ያ አማልክቶቻችሁን በክፉ የሚያነሳቸው ይህ ነውን?» ይላሉ።

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ إِذَا يَتَخَذُونَكُمُ إِلَّا هُزُؤًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾

37. ሰው ቸኪይ ሆኖ ተፈጠረ። ታዓምራቶቹን በእርግጥ አሳያችኋለሁና አታቻኩሉኝ።

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾

38. «እውነተኞች ከሆናቸው ይህ ቀጠሮም መቼ ነው?» ይላሉ።

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

39. እነዚያ በአላህ የካዱ ሰዎች ከፊቶቻቸውና ከጀርባቻቸው ላይ እሳትን የማይከለክሉበትን እነርሱም የማይረዳዱበትን ጊዜ ቢያውቁ ኖሮ ይህንን አይሉም ነበር።

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ أَنتَارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾

40. ይልቁንም ሰዓቴቱ በድንገት ትመጣቸዋለች። ታስደነግጣቸዋለችም። መመለሷንም አይችሉም። እነርሱም የሚቆይላቸው አይደሉም።

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾

41. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ካንተ በፊትም የነበሩት መልዕክተኞች በእርግጥ ተቀለደባቸው፤ በእነዚያ ከእነርሱ ይቀልዱ በነበሩት ይሳለቁበት የነበሩት ቅጣት ሰፈረባቸው።

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤١﴾

42. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ከአር-ረሀማን ቅጣት በሌሊትና በቀን የሚጠብቃችሁ ማነው?» በላቸው። በእውነቱ እነርሱ ከጌታቸው ግሠዴ ከቁርአን ዘንጊዎች ናቸው።

قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾

43. ለእነርሱ ከእኛ ሌላ የምትከላከልላቸው አማልዕክት አለቻቸውን? ነፍሶቻቸውን መርዳትን አይችሉም። እነርሱም (ከሓዲያኑ) ከእኛ አይጠብቁም።

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِتْنَا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾

44. በእውነትም እነዚህንና አባቶቻቸውን በእነርሱ ላይ ዕድሜ እስከ ረዘመባቸው ድረስ አጣቀምናቸው። ተቃላሉም። እኛ ምድርን ከጫፎቿ የምናጎድላት ሆነን ስንመጣባት አያዩምን? እነርሱ አሸናፊዎች ናቸውን?

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْفُضُهَا مِنْ أَظْفَارِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

45. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «የሚስፈራራችሁ በተወረድልኝ ብቻ ነው። ግን ደንቆሮዎች በሚስፈራሩበት ጊዜ ጥሪን አይሰሙም።» በላቸው።

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾

46. ከጌታህ ቅጣትም ወላፊን ብትነካቸው «የ ጥፋታችን! እኛ በዳዮች ነበርን።» ይላሉ።

وَلَمَّا مَسَّتْهُمُ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُبْرَأُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾

47. በትንሳኤ ቀን ትክክለኛ ሚዛኖችን እናቆማለን። ማንኛይቱም ነፍስ ምንምም አትበደልም። ስራው የሰናፍጭ ቅንጣት ያክል ቢሆንም እርሷን እናመጣታለን። ተቆጣጣሪነትም በእኛ በቃ።

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾

48. ለሙሳና ለሃሩንም እውነትንና ውሸትን የሚለይን ብርሃንን ለጥንቁቆችም መገሰጫን በእርግጥ ሰጠናቸው።

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

49. ለእነዚያ ጌታቸውን በሩቅ ለሚፈሩት እነርሱም ከሰዓቲቱ ተጨናቂዎች ለሆኑት መገሰጫን ሰጠን።

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِمَّنْ أَلْسَاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾

50. ይህም (ቁርአን) ያወረድነው የኾነ ብሩክ መገሰጫ ነው። ታዲያ እናንተ ለእርሱ ከሐዲያን ናችሁን?

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾

51. ለኢብራሂምም ከዚያ በፊት ቅን መንገዱን በእርግጥ ሰጠነው። እኛም በእርሱ ተገቢነት አዋቂዎች ነበርን።

* وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾

52. ለአባቱና ለህዝቦቹ፡- «ይህኛ ቅርጻ ቅርጽ ያኛ እናንተ ለእርሷ ተገዢዎች የሆናችሁት ምንድን ናት?» ባለ ጊዜ መራነው።

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾

53. «አባቶቻችንን ለእርሷ ተገዢዎች ሆነው አገኙን።» አሉት።

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٣﴾

54. «እናንተም አባቶቻችሁም በእርግጥ በግልጽ ስህተት ውስጥ ነበራችሁ።» አላቸው።

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾

55. «በምሩ መጣህልን? ወይንስ አንተ ከሚቀልዱት ነህ?» አሉት።

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٥٥﴾

56. «እርሱም» አለ: «አይደለም። ጌታችሁ የሰማያትና የምድር ጌታ ያ የፈጠራቸው ነው። እኔም በይሃችሁ ላይ ከመስከረዎች ነኝ።»
 الْقَالَ بَلْ رُبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٥٦﴾

57. «በአለህ እምላላሁ ዚሪዎች ሆናችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ጣዖቶቻችሁን ተንኮል እስራባቸዋለሁ።» አለ።
 وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾

58. ዘወር ሲሉም ስብርብሮች አደረጋቸው። ለእነርሱ የሆነ አንድ ትልቅ ጣዖት ብቻ ሲቀር ። ወደ እርሱ ይመለሱ ዘንድ እርሱን ብቻ ተወው።
 فَجَعَلَهُمْ جُنُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾

59. «በአማልክቶቻችን ይህንን የሰራ ማነው? እርሱ በእርግጥ ከበደለኞች ነው።» አሉ።
 قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾

60. «ኢብራሂም የሚባል ጎበዝ (ወጣት) በመጥፎ ሲያነሳቸው ሰምተናል።» ተባባሉ።
 قَالُوا سَمِعْنَا فَتَىٰ يَدُكُرُّهُمُ يُقَالُ لَهُ إِزْرَاهِيمُ ۖ قَالَ لَوْلَا إِتْرَاهِيمُ ۖ

61. «ይመሰክሩበት ዘንድ በሰዎች ዓይን ፊት ላይ አምጡት።» አሉ።
 قَالُوا فَأَتَوْهُ بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾

62. «ኢብራሂም ሆይ! በአማልክቶቻችን ይህንን የሰራህ አንተ ነህን?» አሉት።
 قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِزْرَاهِيمُ ۖ قَالَ لَوْلَا إِتْرَاهِيمُ ۖ

63. «አይደለም። ይህ ትልቃቸው ሰራው፤ ይናገሩም እንደ ሆነ ጠይቋቸው።» አለ።
 قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾

64. ወደ ነፍሶቻቸውም ተመለሱ: «እናንተ በመጠየቃችሁ በዳዮቹ እናንተው ናችሁ።» ተባባሉም።
 فَارْجِعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾

65. ከዚያም በራሶቻቸው ላይ ተገለበጡና «እነዚህ የሚናገሩ አለመሆናቸውን በእርግጥ አውቀሃል።» አሉ።
 ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾

66. ኢብራሂምም አላቸው: «ታዲያ ለእናንተ ብታመልኳቸው ምንም የማይጠቅማችሁንና ባታመልኳቸውም በምንም ነገር የማይጎዳችሁን ጣዖታትን ከአለህ ሌላ ትገዛላችሁን?»
 قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

67. «ኡፍ! ለእናንተም ሆነ ከአለህ ሌላ ለምትገዙት ጣዖታት። አታስተውሉምን?» አለ።
 أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

68. «ሰሪዎች (ተቆርቋሪዎች) እንደ ሆናችሁ ኢብራሂምን በእሳት አቃጥሉት አማልክቶቻችሁንም እርዱ።» አሉ። (በእሳት ላይ ጣሉትም።)
 قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾

69. «እሳት ሆይ! በኢብራሂም ላይ ቀዝቃዛና ሰላም ቢኖሩ::» አልን:: ﴿٦٩﴾ قُلْنَا يَبْنَازُ كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

70. በእርሱም ተንኮልን አሰቡ:: በጣም ከሰላም አደረግናቸው:: ﴿٧٠﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ

71. እርሱንና ሉጥንም ወደዚያች በውስጡ ለዓለማት በረከትን ወደ አደረግንባት ምድር በመውሰድ አዳንናቸው:: ﴿٧١﴾ وَخَيَّبْنَاهُ لَوُطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

72. ለእርሱም ኢስጋቅን ያዕቆብንም ተጨማሪ አድርገን ሰጠነው:: ሁሉንም መልካሞች አደረግን:: ﴿٧٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ

73. በትእዛዞችንም ወደ በጎ ስራ የሚመሩ መሪዎች አደረግናቸው:: ወደነሱም መልካም ስራዎችን መስራትን፣ ሰላትንም መስጠትን ዘካንም መስጠትን አወረድን:: ለእኛም ተገዢዎች ነበሩ:: ﴿٧٣﴾ أَلْزَكَاةُ وَكَانُوا لَنَا عٰبِدِينَ

74. ሉጥንም ፍርድና ዕውቀትን ሰጠነው:: ከዚያችም መጥፎ ስራዎችን ትሰራ ከነበረችው ከተማ አዳንነው:: እነርሱ ክፉ ሰዎች አመጸኞች ነበሩና:: ﴿٧٤﴾ وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغُرَيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفٰجِئَاتِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسٰقِينَ

75. በችሮታችንም ውስጥ አስገባነው:: እርሱ ከመልካሞች አንዱ ነውና:: ﴿٧٥﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصّٰلِحِينَ

76. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ኑሕንም ከዚያ በፊት ጌታውን በጠራ ጊዜ የሆነውን አስታውሱ:: ለእርሱም ጥሪውን ተቀበልነው:: እርሱንም ቤተሰቦቹንም ከከባድ ጭንቅ አዳን:: ﴿٧٦﴾ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

77. ከእነዚያም በታዓምራቶቻችን ከአስተባባሎች ህዝቦች ተንኮል ጠበቅነው:: እነርሱ ክፉ ህዝቦች አመጸኞች ነበሩና ሁሉንም አሰመጥናቸውም:: ﴿٧٧﴾ وَنَصْرَنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

78. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ዳውድንና ሱላይማንንም በአዝመራው ነገር በሚፈርዱ ጊዜ የህዝቦች ፍየሎች ሌሊት በእርሱ ውስጥ በተሰማሩ ጊዜ አስታውሱ:: ፍርዳቸውንም አዋቂዎች ነበርን:: ﴿٧٨﴾ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمَمٌ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِينَ

79. ለሱላይማንም ትክክለኛይቱን ፍርድ አሳወቅነው:: ለሁሉም ጥበብንና እውቀትን ሰጠን:: ተራራዎችን ከዳውድ ጋር የሚያወድሱ ሲሆን ገራን፣ አእዋፍንም እንደዚሁ ገራን ሰሪዎችም ነበርን:: ﴿٧٩﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

80. የብረት ልብስንም ስራ ለእናንተ ከጦራችሁ ትጠብቃችሁ ዘንድ አስተማርነው:: እናንተ አመስጋኞች ናችሁን? ﴿٨٠﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شٰكِرُونَ

81. ለሱለይማንም ነፋስን በኃይል የምትነፍስ በትእዛዙ ወደዚያች በእርሷ ውስጥ በረከትን ወደ አደረግንባት ምድር (ወደ ሻም) የምትነፍስ ስትሆን (ገራንላት) በነገሩ ሁሉም አዋቂዎች ነበርን።

وَلَسَلِّمَنَّ الّٰرِيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۙ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بَرَكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾

82. ከሰይጣናትም ለእርሱ (ሉልን ለማውጣት) የሚጠልሙንና ከዚያ ሌላ ያለን ስራ የሚሰሩን ገራንላት፤ ለእነርሱም ተጠባባቂዎች ነበርን።

وَمِنَ الشَّيْطٰنِيْنَ مَن يَّعُوْصُوْنَ لَهُۥ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾

83. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አዩብንም ጌታውን «እኔ መከራ አገኘኝ። አንተም ከአዛኞች ሁሉ ይበልጥ አዛኝ ነህ።» ሲል በተጣራ ጊዜ የሆነውን አስታውሱ።

* وَاٰوِيْبُ اِذْ نَادٰى رَبَّهُۥ اٰتٰى مَسْنٰى الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ﴿٨٣﴾

84. ለእርሱም ጥሪውን ተቀበልነው፤ ከጉዳትም በእርሱ ላይ የነበረውን ሁሉ አስወገድን። ቤተሰቦቹንም ከእነርሱም ጋር መሰላቸውን ከእኛ ዘንድ ለችሮታና ለተገዢዎች ለማስገንዘብ ሰጠነው።

فَاسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا يَدُوُّهُ مِنۡ ضُرِّهِۥ وَاَعَاتَيْنٰهُ اَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنۡ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِّلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾

85. ኢስማላዲንም፤ ኢድሪስንም፤ ዙልኪፍልንም፤ አስታውሱ። ሁሉም ከታጋሾች ናቸው።

وَاسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٥﴾

86. በችሮታችንም ውስጥ አስገባናቸው። እነርሱ ከመልካሞቹ ናቸውና።

وَاَدْخَلْنَاهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٦﴾

87. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የዓሳውንም ባለቤት ተቆጥቶ በሄደ ጊዜ የሆነውን አስታውሱ። በእርሱም ላይ ፈጽሞ የማንፈርድበት መሆናችንን ጠረጠረ። ዓሳም ዋጠው። በጨለማዎችም ውስጥ ሆኖ «ከንተ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም ጥራት ይገባህ። እኔ በእርግጥ ከበዳዮች ነበርኩ።» በማለት ተጣራ።

وَاذِ النُّوْنِ اِذْ ذَهَبَ مُغْتَضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

88. ለእርሱም ጥሪውን ተቀበልነው። ከጭንቅም አዳነው። ልክ እንደዚሁም ምዕምናንን እናድናለን።

فَاسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّۙ وَكَذٰلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾

89. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ዘከሪያንም «ጌታዬ ሆይ! ብቻዬን አትተወኝ። አንተም ከወራሾች ሁሉ በላጭ ነህ።» ሲል ጌታውን በተጣራ ጊዜ አስታውሱ።

وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادٰى رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾

90. ለእርሱም ጥሪውን ተቀበልነው። ለእርሱም የሆደን ሰጠነው። ለእርሱም ሚስቱን አበጀንለት። እነርሱ በበጎ ስራዎች የሚቻሉ ከጃዮችና ፈሪዎች ሆነው የሚለምኑንም ነበሩ። ለእኛ ተቀራጆችም ነበሩ።

فَاسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيٰى وَاصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهٗۙ وَاَنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَذَرُوْنَ رَعْبًا وَرَهْبًا وَاَكٰنُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

91. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ያችንም ብልቷን (ከዝሙት) የጠበቀችውንና በእርሷም ውስጥ ከመንፈሳችን የነፋንባትን እርሷንም ሆነ ልጅን ለዓለማት ተዓምር ያደረግናትን መርዋምን አስታውሱ::

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾

92. እነዚህ ህግጋት አንድ መንገድ ሲሆኑ በእርግጥ የሃይማኖታችሁ ህግጋት ናቸው:: እኔም ጌታችሁ ነኝና ተገዙኝ::

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

93. በሃይማኖታቸውም ነገር በመከላቸው ተለያዩ:: ሁሉም ወደ እኛ ተመለሰች ናቸው::

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلَّ إِلَيْنَا راجِعُونَ ﴿٩٣﴾

94. እርሱ ያመነ ሆኖ ከበጎ ስራዎች ማንኛውንም የሚሰራም ምንዳውን አይነፍግም፤ እኛም ለእርሱ መዝጋቢዎች ነን::

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَكْفُرْهُنَّ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٩٤﴾

95. ባጠፋናትም ከተማ ላይ ዘበት ነው፤ (ወደ ዱኒያ) አይመለሱምና::

وَحَرَمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

96. የዕጁጅና መዕጁጅም እነርሱ ከየሸንተረሩ የሚንደረደሩ ሲሆኑ ግድባቸው በተከፈተች ጊዜ ፤

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كَلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾

97. እውነተኛውም ቀጠሮ በቀረበ ጊዜ ያንን ጊዜ እነሆ የእነዚያ ከሀዲያን ዓይኖች ይፈጥጣሉ:: «ዋ ጥፍታችን! ከዚያ ቀን በእርግጥ በዝንጋቴ ላይ ነበርን:: በእውነትም በዳዮች ነበርን::» ይላሉ::

وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شِخْصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْيَلْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾

98. (ከሐዲያን ሆይ!) እናንተና ከአላህ ሌላ የምትገዟቸው ጣዖታት የገሀነም ማገዶዎች ናችሁ:: እናንተ ለእርሷ ወራጆች ናችሁ::

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٨﴾

99. እነዚህ ጣዖታት አማልክት በነበሩ ኖሮ ገሀነምን አይገቡትም ነበር:: ግን ሁሉም በእርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው::

لَوْ كَانَ هَتُولَاءِ إِلَهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾

100. እነርሱ በእርሷ ውስጥ ይንሰቀሱቃሉ:: እነርሱም በውስጧ ምንንም አይሰሙም::

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

101. እነዚያ ከእኛ መልካሚ ቃል ለእነርሱ ያለፈችላቸው እነዚያ ከእርሷ የተራቁ ናቸው::

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾

102. ድምጹንም አይሰሙም:: እነርሱም ነፍሳቸው በሚሹት ነገር ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው::

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾

103. ታላቁ ድንጋጤ አያስተክዛቸዉም። «ይህ ያ ! ትቀጠሩት የነበራችሁት መላእክትም ለማንኛውም ሰው የሚገኝ ነው።» እያሉ ይቀበሏቸዋል።

لَا يَخْزُهُمْ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾

104. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለመጽሐፍች ገፃች እንደሚጠቀሙት ሁሉ ሰማይን የምንጠቀልልበትን ቀን አስታውስ። የመጀመሪያን ፍጥረት እንደ ጀመርን እንመልሰዋለን። ይህን መፈጸሙ የማይቀር ቀጠሮን ቀጠሮን። እኛ የቀጠሮነውን ሰሪዎች ነን።

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْهَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

105. ምድርንም መልካሞቼ ባሮቼ ይወርሷታል ማለትን ከመጽሐፍ (ከተጠበቀው ሰሌዳ) በኋላ በመጽሐፍች በእርግጥ ጽፏል።

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

106. በዚህ ቁርአን ውስጥ ያሉት ህግጋት ለአላህ ተገዢ ህዝቦች ሁሉ በቂ ናቸው።

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٦﴾

107. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለዓለማት እዝነት አድርገን እንጂ አልላክንህም።

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

108. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ያ ወደ እኔ የሚወርደው መልዕክት አምላካችሁ አንድ አምላክ ብቻ ነው።» የሚል ነው። ታዲያ እናንተ ፍጹም ታዘዣች ናችሁን?» በላቸው።

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾

109. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እምቢ ቢሉም (እንዲህ) በላቸው። «የታዘዘኩትን በእኩልነት አሳውቂዎችኋለሁ። የምትስፈራሩበትም ነገር ቅርብ ወይም ሩቅ መሆኑን አላውቅም።»

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَادَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنِّي أَدْرِيٰ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾

110. «እርሱ ከንግግር ጩኸቱን ያውቃል። የምትደብቁትንም ሁሉ ያውቃል።»

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾

111. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እርሱም ቅጣትን ማቆየት ምናልባት ለእናንተ ፈተናና እስከ ጊዜው መጣቀሚያ እንደ ሆነም አላውቅም።»

وَإِنِّي أَدْرِيٰ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَّبَعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾

112. «ጌታዬ ሆይ! በእውነት ፍረድ። ጌታችንም እጅግ በጣም ሩህሩህን በምትሉት ነገር ላይ መታገዥ ነው።» አለ።

قُلْ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

ሱረቱ አል ሐጅ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. እናንተ ሰዎች ሆይ! ጌታችሁን (አላህን) ፍሩ:: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ①

2. በምታዩዎት ቀን ሁኔታው አጥቢ ሁሉ ያጠባቸውን ልጅ ትዘነጋዋለች:: እርጉዝ ሴት ሁሉ እርጉዝዋን ትጨነግፋለች:: ሰዎቹንም በድንጋጤ ብርታት የሰከሩ መስለው ታያቸዋለሁ:: እነርሱ ከመጣጥ የሰከሩ ሁው ሳይሆን ግን የአላህ ቅጣት ብርቱ ስለሆነ ነው:: وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ②

3. ከሰዎች መካከል ያለ ምንም ዕውቀት በአላህ ነገር የሚከራከር፤ ሞገደኛ ሰይጣንንም የሚከተል ሰው አለ:: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ يَعْرِىٰ عَلِمٌ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ③

4. እነሆ የተከተለውን ሰው እርሱ ያጠመዋል:: ወደ አቃጣይ እሳት ስቃይም ይመራዋል ማለት በእርሱ ላይ ተጽፏል:: (ተወስኖባቸዋል) وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ④

5. ሰዎች ሆይ! ከሞት በኋላ ከመቀስቀስ በመጠራጠር ጉዳይ እንደ ሆናችሁ የመጀመሪያውን (አፈጣጠራችሁን ተመልከቱ:: እኛም) ከአፈር ፈጠርናችሁ:: ከዚያ ከፍትወት ጠብታ፤ ከዚያም ከረጋ ደም፤ ከዚያም ከቁራጭ ስጋ ፍጥረትዎ ሙሉ ከሆነችና ሙሉ ካልሆነች (ችሎታችንን) ለእናንተ ልንገልጽላችሁ ፈጠርናችሁ:: የምንሻውንም እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ በማህጸን ውስጥ እናረጋዋለን:: ከዚያም ህፃን ሆናችሁ እናወጣችኋለን:: ከዚያም ሙሉ ጥንካራዎችሁን ትደርሱ ዘንድ (እናሳድጋችኋለን):: ከናንተም መካከል በወጣትነቱ የሚሞት ሰው አለ:: ከናንተም መካከል ከዕውቀት በኋላ ምንንም ላያውቅ ወደ ጃጅ ዕድሜ የሚመለስ ሰው አለ:: ምድርንም ደረቅ ሆና ታያታለሁ:: በእርሷም ላይ ውሃን ባወረድን ጊዜ ትላውሳለች ||ትነቃነቃለች||: ትነፋለችም:: ውበት ካለው የእጽዋት አይነት ሁሉ ታበቅላለችም:: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَجِيرٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّئَبْيَنَ لَكُمْ وَنُقِرَّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَبْتَوَىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ⑤

6. ይህ ሁሉ አላህ ፍጹም እውነት፤ እርሱም ሙታንን ህያው የሚያደርግ፤ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ በመሆኑ ነው:: وَآتَاهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥

7. የሰዓቲቱም መከሰት ፈጽሞ ጥርጣሬ የሌለበት በመሆኑና አላህ በመቃብሮች ውስጥ ያለን ሁሉ የሚቀሰቅስ በመሆኑም ነው:: وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ⑦

8. ከሰዎች መካከል ያለ ምንም ዕውቀት ያለ አንዳች ማስረጃም ያለ አብራሪ መጽሐፍም ጎኑን ያጠፈ ሆኖ ከአላህ መንገድ ሊያሳስት በአላህ ነገር የሚከራከር ሰው አለ።

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٨﴾

9. ጎኑን ያጠፈ ሆኖ ከአላህ መንገድ ሊያሳስት (ይከራከራል)። በቅርቡት ዓለም ለርሱ ውርደት አለው። በትንሳኤ ቀንም አቃጣይን (የእሳት) ቅጣት እናቀምሰዋለን።

ثَانِي عَظِيمٍ - لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٩﴾

10. «ይህ እጆችህ ባስቀደሙት ኃጢአት ነው፣ አላህም ለባሮቹ ፈጽሞ በዳይ አይደለም።» (ይባላል።)

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾

11. ከሰዎችም መካከል በሃይማኖት ጫፍ ላይ ሆኖ አላህን የሚገዛ ሰው አለ። እናም መልካም ነገር ካገኘው በእምነቱ ላይ ይረጋል። መከራ ካገኘው ግን በፊቱ ላይ ይገለበጣል (ይክዳል)። ይህ አይነቱ ሰው የቅርቡትን ዓለምም ሆነ የመጨረሻይቱን ዓለም ከሰረ። ይህ ነው ግልጽ ኪሳራ ማለት።

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾

12. ከአላህ ሌላ የማይጎዳውንና የማይጠቅመውን ይገዛል። ይህ እርሱ ከእውነት የራቀ ስህተት ነው።

يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾

13. ያንን ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ወደ እሱ የሚቀርብን ይገዛል። ረዳቱ ምንኛ ከፋ! ወዳጁም ምንኛ ከፋ!

يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِّن نَّفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾

14. አላህ እነዚያን በትክክል ያመኑትንና መልካም ስራዎችን የሰሩትን ሰዎች በስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገንቶች ያስገባቸዋል። አላህም የሚሻውን ነገር ሁሉ በእርግጥ ይሰራል።

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾

15. አላህ (መልዕክተኛውን) ሙሐመድን በቅርቡትም ሆነ በመጨረሻይቱ ዓለም አይረዳውም ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ ገመድን ወደ ሰማይ ይዘርጋና ከዚያ (ትንፋሹ እስኪቆረጥ) ይታነቅ። ይህ ተግባሩ ተንኮሎ የሚያስቆጩውን ነገር ያስወግዳል እንደሆነም ይመልከት።

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾

16. ልክ እንደዚሁ (ቁርአንን) የተብራሩ አናቅጽ አድርገን አወረድነው። አላህ የሚሻውን ሁሉ ይመራል።

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ﴿١٦﴾

17. እነዚያ በአላህ ያመኑ እነዚያ አይሁዳውያን፣ እነዚያ ምንም እምነት የሌላቸው ሳቢያዎቻችን፣ ክርስቲያኖቻችንም፣ መጁሶችም እነዚያም (ጣዖታትን በአላህ) ያጋሩ ሁሉ

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالصَّخْرِيَّ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ

አላህ በትንሳኤ ቀን በመካከላቸው በፍርድ ይለያል።
አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ በእርግጥ አዋቂ ነው።
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٧﴾

18. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ ለሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ ጸሐይና፤ ጨረቃም፤ ከዋክብትም፤ ተራሮችም፤ ዛፎችም፤ ተንቀሳቃሾችም ፍጡራንና ከሰዎች ብዙዎችም ለእርሱ የሚሰግዱለት መሆኑን አታውቅምን? ብዙውም በእርሱ ላይ የአላህ ቅጣት ተረጋገጠበት። አላህ የሚያዋርደው ሰው ለእርሱ ምንም አክባሪ የለውም። አላህ የሻውን ይሰራል።¹
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ ﴿٨﴾

19. እነዚህ በጌታቸው ጉዳይ የተከራከሩ ሁለት ባላጋራዎች ናቸው። እነዚያ በአላህ የካዱት የእሳት ልብሶች ተለክተውላቸዋል፤ እንዲቀልጥ ከራሳቸው ላይ የፈላውሃ ይምቧቸዋል።
* هَذَانِ حَصَّانٌ أَخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴿٩﴾
فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٠﴾

20. በሆዶቻቸው ውስጥ ያለውና ቆዳዎቻቸው በእርሱ ይቀለጣል።
يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿١١﴾

21. ለእነርሱም (መቅጫ) ከብረት የሆኑ መዶሻዎች አሉ።
وَلَهُمْ مَقْعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿١٢﴾

22. ከጫንቀት ብርታት የተነሳ ከእርሷ ለመውጣት በፈለጉ ቁጥር በእርሷ ውስጥ እንዲመለሱ ይደረጋሉ።
«ያን በጣም የሚያቃጥለውን ቅጣት ቅመሱ።»
(ይባላሉ።)
كَلَّمَآ أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٣﴾

23. አላህ እነዚያን በትክክል ያመኑትንና መልካም ስራዎችን የሰሩትን ሰዎች በስራቸው ጅረት ወንዞች በሚፈሱባቸው ገነቶች ያስገባቸዋል። በእርሷ ውስጥ የወርቅ አንባሮችና ሉልን ይሸለማሉ። በእርሷ ውስጥ ልብሶቻቸውም ከሐር የተሰሩ ናቸው።
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُجَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿١٤﴾

24. ወደ መልካም ንግግር ተመሩ፤ ወደ ምስጋና መንገድም ተመሩ።
وَهُذُوا إِلَىٰ الْإِلَاطِيبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُذُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿١٥﴾

25. እነዚያ በአላህ የካዱ ሰዎችን ከአላህ መንገድና ከዚያም በውስጡ ነዋሪ ለሆኑትም ሆነ ከፍቅ ለሚመጡት (ሰዎች) እኩል ካደረገው ከተከበረው መስጊድ የሚከለክሉ ሁሉ (አሳማሚ ቅጣት እንቀጣቸዋልን።) በእርሱም ውስጥ ከትክክለኛ መንገድ በመዘንበል ራሱን በዳይ ሆኖ (ማንኛውንም ነገር) የሚያስብ ከአሳማሚ ቅጣት እናቀምሰዋለን።
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَلْبُفِ فِيهِ وَالْأَبْدَانِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٦﴾

¹ እዚህ የንባብ ሱጁድ (ሱጁዱ ትላቀ) ይደረጋል።

26. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ለኢብራሂም የቤቱን የኮዕባን ስፍራ መመለሻ ባደረግንለት (እንዲህ) ባልነውም ጊዜ (የሆነውን አስታውስ): «በኔ ምንንም አታጋራ:: ቤቴንም ለሚዘፋትና ለሚቆሙበት (ለኢባዳ) ለሚያገነብሱትና በግንባራቸውም ለሚደፉት (ሩኩዕና ሱጁድ ለሚያደርጉት) ንጹህ አድርግላቸው::

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾

27. «ኢብራሂም ሆይ! በሰዎች መካከል የሐጅን ትእዛዝ አሰማ:: እግረኞችን ከየሩቅ መንገድ በሚመጡ ከሲታ ግመሎች ሁሉ ላይም ሆነውም ይመጡልሃልና::

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

28. «ለእነርሱ የሆኑ ጥቅሞችን ያገኙ ዘንድና በእነዚያ በታወቁ ቀናትም ውስጥ ከለማዳ እንስሳዎች በሰጣቸው ሲሳይ ላይ የአላህን ስም ያወሱ ዘንድ ይመጡልሃል:: ከእርሷም ብሉ:: ችግረኛ ድሀንም አብሉ::

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكْلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

29. «ከዚያም (እንደ ጠጉርና ጥፍር ያሉትን) ትርፍ አካላቸውንና እድፋቸውን ያስወግዱ:: ስለቶቻቸውንም በትክክል ይሙሉ:: በጥንታዊውም ቤት በካዕባ ዙሪያ ይዙሩ::» አልን::

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

30. ይህው ነው:: የአላህንም ህግጋት የሚያከብር ሁሉ እርሱ እንታው ዘንድ ለእርሱ በጣም የተሻለ መልካም ነው:: የቤት እንስሳትም በእናንተ ላይ እርም መሆኑ ከሚነበብላችሁ በስተቀር ለእናንተ ተፈቅዳላችኋለች:: ከጣዖታትም ርክስት ተጠንቀቁ:: ሐሰትንም ቃል ራቁ::

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظِمِ حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

31. ለአላህ ታዘዙቸኝ፤ በእርሱ የማታጋሩና ወደ ቀጥተኞች መንገድ የተዘነበላችሁ ሁኑ:: በአላህ የሚያጋራ ሁሉ ከሰማይ እንደ ወደቀና በራሪ እንደምትነጥቀው ወይም ንፋስ በሩቅ ስፍራ እንደምትጥለው ነው::

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَظَفَهُ الظَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

32. (ነገሩ) ይህ ነው:: የአላህን ሃይማኖታዊ ምልክቶች የሚያከብር ሁሉ ይህ ድርጊቱ አላህን ከሚፈሩ ልቦች የሚፈጸም ጥንቃቄ ነው::

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

33. ለእናንተ በእርሷ እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ጥቅሞች አሏችሁ:: ከዚያም የ(ኡዱሂያ)ማረጃ ስፍራ እጥንታዊው ቤት አጠገብ ነው::

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ حُلِّمْنَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

34. ከቤት እንስሳት በሰጣቸው ሲሳይ ላይ የአላህን ስም ብቻ ያወሱ ዘንድ ለህዝቦች ሁሉ (ወደ አላህ) መስዋዕት ማቅረብን ሀይማኖታዊ ሥርአቶችን ይነግግን:: አምላካችሁ አንድ አምላክ ብቻ ነው::

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَوَّأْنَا الْمُحَنِّينَ ﴿٣٤﴾

እርሱንም ብቻ ታዘዙ። ለአላህ ተዋራጆችንም በመልካም ነገር አብስራቸው።

35. እነዚያን አላህ በተወሰነ ጊዜ ልቦቻቸው የሚጨነቁትን (የሚፈሩትን)፤ በደረሰባቸውም መከራ ላይ ታጋሾችን፤ ሰላትንም አስተካክለው ሰጋጆችን፤ ከሰጠናቸውም ሲሰይ የሚለግሱትን በገነት አብስር።
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّالِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾

36. ግመሎችንም ለእናንተ ከአላህ ሃይማኖት ምልክቶች አደረግናቸው። በእነርሱ ለእናንተ ብዙ መልካም ጥቅሞች አሏቸው። በእርሷም ላይ ስታርዷት በሦስት እግሮቿ ቆማ የተሰለፈች ሆና የአላህን ስም አውሱ። ጎናቻቸውም በወደቁ ጊዜ ከእርሷ ብሉ። በግልጽ ለማኝንም ለልመና የሚያገዳድምንም አብሉ። ልክ እንደዚሁ ታመሰግኑ ዘንድ ለእናንተ ገራናት።
وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعْتِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا لِسْمِ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فِإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

37. አላህን ስጋዎቿም ሆኑ ደሞቿ ፈጽሞ አይደርሰውም። ግን ከእናንተ የሆነው ፍራቻ ይደርሰዋል። እንደዚሁ አላህን በመራችሁ ላይ ልታከብሩት ለእናንተ ገራት። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በጎ ሰሪዎችንም አብስር።
لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ الْقَتْلُ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَيُبَيِّرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

38. አላህ ከእነዚያ በእርሱ ካመኑት ላይ ይከላከልላቸዋል። አላህ ከዳተኛንና ውለታ ቢስን ሁሉ አይወድምና።
إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

39. ለእነዚያ በከላዲያን ለሚገደሉት ትክክለኛ አማኞች የተበደሉ በመሆናቸው መጋደል ተፈቀደላቸው። አላህ እነርሱን በመርዳት ላይ በእርግጥ ቻይ ነውና።
أذنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

40. ለእነዚያ «ጌታችን አላህ ነው።» ከማለታቸው በስተቀር ያለ አግባብ ከየቀያቸው የተባረሩ ለሆኑት ከራሳቸው ላይ መከላከል ተፈቀደ። አላህ ሰዎችን ከፊላቸውን በከፊሉ መገፍተና ባልነበረ ኖሮ ገዳማት፣ ቤተክርስቲያኖችም፣ ምኩራቦችና በውስጣቸው የአላህ ስም በብዛት የሚወሰባቸው መስጊዶችም በተፈረሱ ነበር። አላህም ሃይማኖቱን የሚረዳውን ሁሉ በእርግጥ ይረዳዋል። አላህ ብርቱና ሁሉን አሸናፊ ነውና።
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَصْرُنَّ اللَّهُ مِنَ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

41. እነርሱ ማለት እነዚያ በምድር ላይ ብናስመቻቸው (የበላይነትን ሰጥተን ባጎናጸፍናቸው ኖሮ) ሰላትን እንደሚገባ የሚያስተካክሉ፤ ዘካንም የሚሰጡ፤ በደግ ነገርም የሚያዝዙ፤ ከመጥፎ ነገርም የሚከለክሉ ናቸው። የነገሮች ሁሉ መጨረሻ ወደ አላህ ብቻ ነው።
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

42. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ቢያስተባብሉህም ከእነርሱ በፊት የኑሕ ህዝቦች፣ የዓድና የሰሙድም በእርግጥ አስተባብለዋል።

وَأَنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَنَمُودٌ ﴿٤٢﴾

43. የኢብራሂምም ህዝቦች የሉጥም ህዝቦች እንደዚሁ አስተባብለዋል፤

وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾

44. የመድየንም ሰዎች እንዲሁ አስተባብለዋል። ሙሳም ተስተባብሏል። ለከሐዲያንም ጊዜን ሰጠዋቸው። ከዚያ ያዘኳቸው። ጥላቻዬም እንዴት ነበረ (ተመልከቱ)።

وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾

45. ከከተሞች መካከል በደለኛ ሆነው ያጠፋናቸው እና በጣሪያዎቻቸው ላይ ወዳቂ የሆኑ ብዙ ናቸው። ከተራቆተም የውሃ ጉድጓድ ከተገነባም ህንፃ ያጠፋነው ብዙ ነው።

فَكَأَيُّ مَن قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَبُرُّ مُعْتَلَةٌ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾

46. ለእነርሱም የሚያውቁባቸው ልቦች፤ ወይም የሚሰሙባቸው ጆሮዎች ይኖሯቸው ዘንድ በምድር ላይ አይሄዱም? እነሆ ዓይኖች አይታወሩም። እነዚያ በደረቶች ውስጥ ያሉት ልቦች ናቸው የሚታወሩት።

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

47. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ ቀጠሮውን በፍጹም የማይጥስ ሲሆን ቅጣትን እንድታመጣ ያቻኩሉሃል (ያጣድፋሃል)። በጌታህ ዘንድ አንዱ ቀን ከምትቆጥሩት ቀን እንደ አንድ ሺህ ዓመት የሚመጥን ነው።

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

48. ከከተማ በዳይ ሆና ጊዜ የሰጠዋትና ከዚያ የያዘኳት የቀጠዋት ብዙ ናት። የመጨረሻው መመለሻም ወደ እኔ ብቻ ነው።

وَكَأَيُّ مَن قَرِيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾

49. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እናንተ ሰዎች ሆይ! እኔ ለእናንተ ግልጽ አስፈራሪ ብቻ ነኝ።» በላቸው።

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾

50. እነዚያም በትክክል ያመኑና መልካም ስራዎችን የሰሩ ለእነርሱ ምህረትና ያማረ ሲሰይ አላቸው።

فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾

51. እነዚያ ከአላህ የሚያመልጡ መስፈራቸው ተዓምራታችንን በመንቀፍ የተጉ ሁሉ እነርሱ የእሳት ጓዶች ናቸው።

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

52. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከንተ በፊት አንድንም መልዕክተኛ ወይም ነብይ አላክንም ባነበበ ጊዜ ሰይጣን በንባቡ ውስጥ የማጥመሚያን ሀሳብ የሚጥል ቢሆን እንጂ። ወዲያውም አላህ ሰይጣን የሚጥለውን ማጥመሚያ ቃል ያስወግዳል። ከዚያም

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّٰى لِقَى الشَّيْطٰنُ فِيْ ءَمْنِيَّتِهٖۤ ۙ فَيَنسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ ءَايٰتِهٖۤ ۙ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾

አላህ አናቅጽን ያጠነክራል (ያጸናል)። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው።

53. ሰይጣን የሚጥለውን ነገር ለእነዚያ በልቦቻቸው ውስጥ በሽታ ላለባቸውና ልቦቻቸው ደረቆች ለሆኑት ፈተና ሊያደርግ ይጥላል። በዳዮችም ከእውነት በራቀ ጭቅጭቅ (ውዝግብ) ውስጥ ናቸው።

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

54. እነዚያም እውቀትን የተሰጡት እርሱ (ቁርአን) ከጌታህ የሆነ እውነት መሆኑን እንዲያውቁና በእርሱ እንዲያምኑ ልቦቻቸውም በእርሱ እንዲረኩ (ያጠነክራል)። አላህም እነዚያን በትክክል ያመኑትን ሁሉ ወደ ቀጥተኛው መንገድ በእርግጥ መሪ ነው።

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

55. እነዚያ የካዲት ሰዎች ሰዓቲቱ በድንገት እስከምትመጣባቸው ወይም ከደግ ነገር መካኒን የሆነው ቀን ቅጣት እስከሚመጣባቸው ድረስ በቁርአን ጉዳይ ከመጠራጠር አያቆሙም።

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِمَّنْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

56. በዚያ ቀን ንግስናው የአላህ ብቻ ነው። በመካከላቸውም ይፈርዳል። እነዚያም ያመኑትና መልካም ስራዎችን የሰሩት በመደሰቻ ገነቶች ውስጥ ናቸው።

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِهِمُ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمَاتٍ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

57. እነዚያም የካዲትና በአናቅጸችንም ያስተባበሉት ሁሉ እነዚያ ለእነርሱ አዋራጅ ቅጣት አለባቸው።

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾

58. እነዚያም ለአላህ ሀይማኖት ሲሉ የተሰደዱና ከዚያም ሲታገሉ የተገደሉ ወይም የሞቱ አላህ መልካምን ሲሳይ በእርግጥ ይሰጣቸዋል። አላህም እርሱ ከሰጪዎች ሁሉ በላጭ ነው።

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَبِرَّةٍ فَهُمْ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾

59. የሚወዱትን መግቢያ ገነትን በእርግጥ ያስገባቸዋል። አላህም በእርግጥ አዋቂና ታጋሽ ነው።

لِيُدْخِلَهُمْ مُّدْخَلَ بَرٍّ وَرَاحَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

60. (ነገሩ) ይህ ነው። ያ በተበደለበት ብጤ (መጠን) የተበቀለና ከዚያ በእርሱ ላይ ግፍ የተዋለበት ሰው አላህ በእርግጥ ይረዳዋል። አላህ ይቅር ባይና መሐሪ ነው።

*ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيُضْرَّهٗ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

61. ይህ የሆነው አላህ ሌሊትን በቀን ውስጥ የሚያስገባ፤ ቀንንም በሌሊት ውስጥ የሚያስገባ (ቻይ) ፤ ሁሉንም ሰሚ፤ ሁሉንም ተመልካች በመሆኑ ነው።

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُرِيحُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِيحُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾

62. ይህ የሆነው አላህም ፍጹም እውነት በመሆኑ፤ ከርሱም ሌላ የሚገዙት ነገር ፍጹም ውሸት በመሆኑና አላህም የሁሉ በላይ ታላቅ በመሆኑ ነው።

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾

63. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ ከሰማይ ውሃን ማውረዱንና ከዚያ ምድር የምትለመልም መሆኗን አላየህምን? አላህ ፍጹም ሩህሩህና ውስጠ አዋቂ ነውና።

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٣٣﴾

64. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ የእርሱ ብቻ ነው። አላህ እርሱ ተብቃቂውና ምስጋኑ ነውና።

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ ﴿٣٤﴾

65. አላህ በምድር ውስጥ ያለን ሁሉ ለእናንተ የገራላችሁ መርከቦችንም በባህር ውስጥ በፈቃዱ የሚንሻለሉ ሲሆኑ የገራላችሁ መሆኑን፤ ሰማይንም በፈቃዱ ካልሆነ በምድር ላይ እንዳትወድቅ የሚይዘት መሆኑን አላየህምን? አላህ ለሰዎች በእርግጥ ሩህሩህና አዛኝ ነውና።

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَأَلْفَلَاكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالثَّابِتِ الرَّؤُوفِ رَحِيمٌ ﴿٣٥﴾

66. እርሱም ያ ህያው ያደረጋችሁ ነው። ከዚያም ይገድላችኋል። ከዚያም ህያው ያደርጋችኋል። ሰው በእርግጥ በጣም ከሐዲ ነው።

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٣٦﴾

67. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለየህዝቡ ሁሉ እነርሱ የሚሰሩበት የሆነን ስርዓተ ሃይማኖት አድርገናል። ስለዚህ በነገሩ አይከራከሩህ። ወደ ጌታህ መንገድም ጥራ። አንተ በእርግጥ በቅኑ መመርያ ላይ ነህና።

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبْدِرْعَتَكَ فِي الْأَمْرِ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٧﴾

68. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ቢከራከሩህም (እንዲህ) በላቸው። «አላህ የምትሰሩትን ሁሉ አዋቂ ነው።

وَإِنْ جَدَلُواكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾

69. «አላህ በትንሳኤ ቀን በዚያ በእርሱ ትለያዩበት (ትወዛገቡበት) በነበራችሁት ሁሉ በመካከላችሁ ይፈርዳል።» (በላቸው)

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٣٩﴾

70. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ በሰማይና በምድር ውስጥ ያለን ሁሉ በእርግጥ የሚያውቅ መሆኑን አታውቅምን? ይህ በመጽሐፍ ውስጥ የተመዘገበ እውነት ነው። ይህም በአላህ ላይ ገር ነው።

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٤٠﴾

71. ከአላህ ሌላም ምንም ማስረጃን ያለወረደበትንና ለእነርሱም በእርሱ እውቀት የሌላቸውን ነገር ያመልካሉ፤ ለበዳዮች ምንም ረዳት የላቸውም።

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَنًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٤١﴾

72. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አናቅጾችን የተብራሩ ሆነው በእነርሱ ላይ በሚነበቡ ጊዜ በእነዚያ በአላህ በካዲት ሰዎች ፊት ላይ ጥላቻን ታውቃለህ። በእነዚያ አናቅጾችን በሚያነቡት ላይም በኃይል

وَإِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا قُلْ

ሊተናኮሏቸው ይቃረባሉ። ይልቅ ከዚህ ያከፋን ነገር ልንገራችሁን? እርሷም እሳት ናት። አላህ ለእነዚያ በርሱ ለካዱት ሰዎች ሁሉ ቀጥሯታል። መመለሻነቷ ምን ይከፋ በላቸው።

أَفَأَتَيْتُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكُمُ النَّارِ وَعَدَهَا ۖ
اللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَيَبْسُ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

73. ሰዎች ሆይ! አስደናቂ ምሳሌ ተገለጸላችሁ። ለእርሱም አድምጡት፤ እነዚያ ከአላህ ሌላ የምትገዟቸው ጣዖታት ሁሉ ዝንብን ለመፍጠር ቢሰበሰቡ ፈጽሞ መፍጠር እንኳ አይችሉም። አንዳችንም ነገር ዝንብ ቢነጥቃቸው ከእርሱ አያስጥሉትም። ፈላጊዉም (አምላኪው) ተፈላጊዉም (ተመላኪው) ይከሙ።

يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۗ
إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا
دُبَابًا وَلَا أَحْتَمِعُوا لَهُ ۗ وَإِنْ يَسْأَلُكُمْ
الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ
الظَّالِمِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿٧٣﴾

74. አላህን ተገቢ ክብሩን አላከበሩትም። አላህ በጣም ሀያልና ሁሉን አሸናፊ ነውና።

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

75. አላህ ከመላእክት ውስጥ መልዕክተኞችን ይመርጣል። ከሰዎችም መካከል እንደዚሁ መልዕክተኞችን ይመርጣል። አላህ ሁሉን ሰሚ ሁሉን ተመልካች ነው።

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمَنْ
النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾

76. በስተፊታቸውም ሆነ በስተኋላቸው ያለን ሁሉ ያውቃል። ወደ አላህም ነገሮች ሁሉ ይመለሳሉ።

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى اللَّهِ
تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

77. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ከአላህ ቁጣ ትድኑ ዘንድ በስጋደታችሁ አጎንብሱ። በግንባራችሁም ላይ ተደፉ። (ናኩዕና ሱጁድ አድርጉ) ጌታችሁንም በትክክል ተገዙት። በጎንም ነገር ስሩ። ልትድኑ ይከጀልላችኋልና።

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَقْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُقْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

78. በአላህም ሃይማኖት ተገቢውን ትግል ታገሉ። እርሱ መርጧችኋል። በናንተም ላይ በሃይማኖቱ ውስጥ ምንም ችግር አላደረገባችሁም። የአባታችሁን የኢብራሂምን ሃይማኖት ተከተሉ። እርሱ (አላህ) ከዚህ በፊት በነበሩት መጽሐፍትም ሆነ በዚህ ቁርአን መስሊሞች ብሎ ሰይሟችኋል። (ይሄዉም) መልዕክተኛው በእናንተ ላይ መስካሪ እንዲሆን እና እናንተም በሰዎች ላይ መስካሪዎች እንድትሆኑ ነው። ሰላትንም አስተካክላችሁ ስገዱ። ዘካንም በአግባቡ ለተገቢው ስጡ። በአላህም ተጠበቁ። እርሱ ረዳታችሁ ነውና። እርሱ ምን ያማረ ጠባቂ፤ ምን ያማረም ረዳት ነው።

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ
أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ
سَمَنَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

1 እዚህ የንባብ ሱጁድ (ሱጁድ ትላለ) ይደረጋል።

ሱረቱ አል-ሙሀመዲና

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሊሁ)::

1. ምእምናን ፍላጎታቸውን ሁሉ በእርግጥ አገኙ (ተሰካላቸው):: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾
2. እነዚያም በስግደታቸው ውስጥ አላህን ፈሪዎች የሆኑት፤ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾
3. እነዚያም ከመጥፎ ነገር ሁሉ የራቁ:: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾
4. እነዚያም ዘካን በአግባቡ ሰጪዎች፤ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوعِ مُعْبِدُونَ ﴿٤﴾
5. እነዚያም እነርሱ ብልቶቻቸውን ጠባቂዎች የሆኑት፤ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾
6. በሚስቶቻቸው ወይም እጆቻቸው በያዙቸው ሴት ባሪያዎች ላይ ካልሆነ በቀር (ብልቶቻቸውን ጠባቂ የሆኑት)፤ እነርሱ በነዚህ የማይወቀሱ ናቸው:: إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾
7. ከዚህ ሌላ በሆነ መንገድ (ስሜታቸውን ሊያረኩ) የፈለጉ ሰዎች እነዚያ እነርሱ የአላህን ወሰን አላፈዎች ናቸው:: فَمَنْ أَتَّبَعَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾
8. እነዚያም ለአደራዎቻቸውና ለቃል ኪዳናቸው ጠባቂዎች፤ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾
9. እነዚያም በስግደቶቻቸው ላይ (ሁሉንተናዋን) የሚጠባበቁ የሆኑት وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾
10. እነዚያ ወራሾቹ እነርሱ ናቸው:: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾
11. እነዚያ ፈርደውስን (ላዕላይ ገነትን) የሚወርሱ ናቸው:: እነርሱ በእርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች እነርሱ ብቻ ናቸው:: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾
12. በእርግጥ ሰውን (አደምን) ከነጠረ ጭቃ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾
13. ከዚያም በተጠበቀ መርጊያ ውስጥ የፍትወት ጠብታ አደረግነው:: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾
14. ከዚያም ጠብታዋን (በአርባ ቀን) የረጋ ደም አድርገን ፈጠርን፤ የረጋውንም ደም ቀራጭ ስጋ አድርገን ፈጠርን፤ ቀራጭዋንም ስጋ አጥንቶች አድርገን ፈጠርን:: አጥንቶችንም ስጋን አለበስናቸው:: ከዚያም (በዉስጡ ነፍስን በመዝራት) ሌላ ፍጥረት አድርገን አስገኘነው:: ከቀርፅ ሰጪዎችም ሁሉ በላጭ የሆነው አላህ ከሁሉ ላቀ:: ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا عَلَقَةً مِّمَّضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَتَّارِكٍ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

15. (ሰዎች ሆይ!) ከዚያም እናንተ ከዚህ በኋላ በእርግጥ ሚቶች ናችሁ።

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾

16. ከዚያም እናንተ በትንሳኤ ዕለት ትቀሰቀሳላችሁ።

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

17. በእርግጥም ከበላያችሁ ሰባትን ሰማያት ፈጠርን። ከፍጥረቶቹም ዘንጊዎች አይደለንም።

وَلَقَدْ خَلَقْنَا قَوَّكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾

18. ከሰማይም ውሃን በልክ አወረድን። በምድርም ውስጥ አስቀመጥነው። እኛም እርሱን በማስወገድ ላይ በእርግጥ ቻዮች ነን።

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِءٍ لَقَدِيرُونَ ﴿١٨﴾

19. በእርሱም ከዘምባባዎችና ከወይዖች አትክልቶችን ለእናንተ አስገኘንላችሁ። በውስጡ ለእናንተ ብዙ ፍራፍሬዎች አሏችሁ። ከእርሷም ትበላላችሁ።

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْتَبْنَا لَكُمْ فِيهَا فَاوَكِهِ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾

20. ከሲና ተራራም የምትወጣ ዛፍ በቅባትና ለበይዎች መባያ በሚሆን ዘይት ተቀላቅላ የምትበቅልን አስገኘንላችሁ።

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَنِيعٌ لِلَالِكِيِّنَ ﴿٢٠﴾

21. (ሰዎች ሆይ!) እናንተም በግመል፤ በከብት በፍየልና በበግ መገምገሚያ አላችሁ። በሆይቸው ውስጥ ካለው ወተት እናጠጣችኋለን። ለእናንተም በእርሷ ብዙ ጥቅሞች አሏችሁ። ከእርሷም ትበላላችሁ።

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بَطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

22. በእርሷም ላይና በመርከብም ላይ ትጫናላችሁ።

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

23. ኑሕን ወደ ህዝቦቹ በእርግጥ ላክነው። ወዲያውም «ህዝቦቹ ሆይ! አላህን ብቻ ተገዙ። ከእርሱ ሌላ ምንም አምላክ የላችሁም። አትጠነቀቁምን?» አላቸው።

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾

24. ከህዝቦቹም እነዚያ ታላላቆቹ ሰዎች አሉ። «ይህ ብጤያችሁ ሰው እንጂ ሌላ አይደለም። በእናንተ ላይ መብላጥን ይፈልጋል። አላህም ቢፈልግ ኖሮ መላእክትን ባወረደ ነበር። ይህንንም የሚለውን በመጀመሪያዎቹ አባቶቻችን አልሰማንም።

فَقَالَ الْمَلَأُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

25. «እርሱ እብደት ያለበት ሰው እንጂ ሌላ አይደለም። በእርሱም እስከ ጊዜው ድረስ ተጠባብቁ።» አሉ።

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَمَا تَبْصُرُوا بِهِ حَقِّي حِينَ ﴿٢٥﴾

26. ኑሕም «ጌታይ ሆይ! ስለ አስተባብሎኝ እርዳኝ።» አለ።

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٢٦﴾

27. ወደ እርሱ እንዲህ ስንል ላክን። «በተመልካችነታችንና በትእዛዛችን ታንኳን ስራ። ከዚያ ትእዛዛችን በመጠና ምድጃው (እቶኑ) በፈለቀ

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا فِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزِيرُ فَاسْلُكْ

ቲዜ በውስጡ ከሁሉም ነገር ሁለት ሁለት ዓይነቶችንና በተሰጠችህን ከእነርሱ መካከል ጠፊ በመሆኑ ቃል ያለፈበት ብቻ ሲቀር አስገባ። በእነዚያ ራሳቸውን በአላህ በመካድ በበደሉት ሰዎች ጉዳይ አታነጋግረኝ። እነርሱ በውኃ ተሰማጩዎች ናቸው።

فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْحَيْنِ أَنْثَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخْطِبُنِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧﴾

28. አንተም አብረውህ ካሉት ፍጡሮች ጋር በታንኪይቱ ላይ በተደላደልክ ጊዜ በል። «ምስጋና ሁሉ ለዚያ ከበደለኛ ህዝቦች ላዳን አላህ ይገባው።

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾

29. «ጌታዬ ሆይ! ብሩክ የሆነን ማውረድ አውርደኝ። አንተም ከአደላዳዮች ሁሉ በላጭ ነህና።» በል።

وَقُلْ رَبِّ انرُنِي مَرْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾

30. በዚህ ውስጥ ለሃያልነታችን አያሌ ተዓምራት አሉበት። እነሆ እኛ (የኑሕን ሰዎች) ፈታኞች ነበርን።

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

31. ከዚያ ከኋላቸው ሌሎችን የክፍለ ዘመናት ህዝቦች አስገኘን።

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾

32. በውስጣቸውም ከእነርሱ የሆኑን መልዕክተኛ አላህን ተገዙ ከእርሱ ሌላ ትክክለኛ አምላክ የላቸውም። አትጠነቀቁምን? በማለት ላክን።

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾

33. ከህዝቦቹም እነዚያ የካዲት ሰዎች በመጨረሻይቱም ቀን መገናኘት ያስተባበሉት በቅርቢቱም ህይወት ያቀማጠልናቸው ታላላቅ ሰዎች አሉ። «ይህ ብጤያችሁ ሰው እንጂ ሌላ አይደለም። ከምትበሉት ምግብ ይበላል፤ ከምትጠጡትም ውሃ ይጠጣል።

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلْفَاءِ الْآخِرَةِ وَأُتِرْفَنَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾

34. «የናንተው ብጤያችሁ የሆነን ሰው ብትታዘዙ በእርግጥ የተሞኛችሁ ናችሁ።

وَلَيْنِ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخٰسِرُونَ ﴿٣٤﴾

35. «እናንተ ሞታችሁ አፈርና አጥንቶችም በሆናችሁ ጊዜ እናንተ ከመቃብር ትወጣላችሁ። በማለት ያስፈራራችኋልን?

أَيَعِدُّكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

36. «ያ የምትስፈራሩበት ነገር ከእውነት ራቀ፤ በጣም ራቀ

* هَيَّاهَاتَ هَيَّاهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿٣٦﴾

37. «እርሷ (ህይወት) ማለት ቅርቢቱ ህይወታችን ብቻ እንጂ ሌላ አይደለችም። እንሞታለን። ህያውም እንሆናለን። እኛም ፈጽሞ ተቀስቃሾች አይደለንም" (አሉ)።

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

38. «እርሱ በአላህ ላይ ውሸትን የቀጠፈ ሰው እንጂ ሌላ አይደለም። እኛም በእርሱ አማኞች አይደለንም። አሉ።

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

39. መልዕክተኛውም «ጌታዬ ሆይ! ስላስተባበሉኝ በእነርሱ ላይ እርዳኝ።» አለ።

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٣٩﴾

40. አላህም «ከጥቂት ጊዜ በኋላ በጥፋታቸው በእርግጥ ተጻጻፉት ይሆናሉ።» አለው።

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾

41. ወዲያውም (የጥፋት) ጩኸቱ በእውነት ያዘቻቸው፤ እንደ ጎርፍ ግብስባሽም አደረግናቸው። ለበደለኞች ህዝቦችም ከእዝነት መራቅ ተገባቸው።

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غَنَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

42. ከዚያም ከእነርሱ በኋላ ሌሎችን የክፍለ ዘመናት ህዝቦች አስገኘን።

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾

43. ማንኛ ይቱም ህዝብ ጊዜዎን አትቀድምም። ከጊዜያቸውም አይቆይምም።

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَجِرُونَ ﴿٤٣﴾

44. ከዚያም መልዕክተኞቻችንን በተከታታይ ላክን፤ ማንኛ ይቱም ህዝብ መልእክተኛዎ በመጣላት ቁጥር አስተባበሉት። ከፊላቸውንም በከፊሉ በጥፋት አስከታተልን፤ ወሬዎችም አደረግናቸው፤ ለማያምኑም ህዝቦች ከእዝነታችን መራቅ ተገባቸው።

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾

45. ከዚያ ሙሳንና ወንድሙን ሃሩንን በተአምራታችንና በግልጽ ማስረጃ ላክናቸው።

وَسُلْطَانَ مُبِينٍ ﴿٤٥﴾

46. ወደ ፈርዖንና ወደ ጭፍሮቹ ላክናቸው። ድሮውም የኮሩና የተንበጣረሩ ህዝቦችም ነበሩ።

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَأِيهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾

47. «ህዝቦቻቸው ለኛ ተገዢዎች ሆነው ሳሉ ብጡያችን ለሆኑ ሰዎች እናምናለን?» አሉ።

عَبِيدُونَ ﴿٤٧﴾

48. አስተባበሏቸውም፤ ከጠፊዎችም ሆኑ።

فَكَذَّبُوهُمْ فَأَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾

49. ሙሳንም ነገዶቹ ይመሩ ዘንድ መጽሐፍን በእርግጥ ሰጠው።

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

50. የመርያምን ልጅ ዒሳንን እናቱንም ተዓምር አደረግናቸው። የመደላይልና የምንጭ ባለቤት ወደ ሆነች ከፍተኛ ስፍራም አስጠጋናቸው።

وَجَعَلْنَا آدَمَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآدَمَ عَائِدَةً وَعَاوَنِيَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

51. እናንተ መልእክተኞች ሆይ! ከተፈቀዱት ምግቦች ሁሉ ብሉ። በጎ ስራንም ስሩ። እኔ የምትሰሩትን ሁሉ አዋቂ ነኝና።

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوًا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

52. ይህችም በአንድ አምላክ የማመን ህግጋት አንድ መንገድ ስትሆን ሃይማኖታችሁ ናት። እኔም ጌታችሁ ነኝና ፍሩኝ።

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

53. ከዚያም ተከታዮቻቸው ሃይማኖታቸውን በመካከላቸው ክፍልፍሎች አድርገው ቆራረጡ፤

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحُونَ ﴿٥٣﴾

ሀዝቦች ሁሉ እነርሱ ዘንድ ባለው ሃይማኖት ተደሳቾች ናቸው።

54. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እስከ ጊዜያቸውም ድረስ በጥመታቸው ውስጥ ተዋቸው። فَدَرُّهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾

55. ከገንዘብና ከልጆች በእርሱ የምንጨምርላቸውን ያስባሉን? أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِءَ مِنْ مَّالٍ وَنَبِينٍ ﴿٥٥﴾

56. በበጎ ነገሮች የምንቻከልላቸው እንደሆነ ያስባሉን? አይደለም፤ ይህ ሁሉ እነርሱን ለማዘናጋት መሆኑን አያውቁም። نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

57. እነዚያ እነርሱ ጌታቸውን ከመፍራት የተነሳ ተጨናቂዎች የሆኑት፤ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾

58. እነዚያም እነርሱ በጌታቸው ተዓምራት የሚያምኑት፤ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

59. እነዚያም በጌታቸው የማያጋሩት፤ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

60. እነዚያም የሚሰጡትን ነገር ሁሉ እነርሱ ወደ ጌታቸው ተመላሾች መሆናቸውን ልቦቻቸው የሚፈሩ ሆነው የሚሰጡ ናቸው። وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَاوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾

61. እነዚያ በመልካም ስራዎች ይጣደፋሉ። እነርሱም ለርሷ ቀዳሚዎች ናቸው። أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾

62. ማንኛዬቱንም ነፍስ የችሎታዎን ያህል እንጂ አናስገድዳትም። እኛም ዘንድ በእውነት የሚናገር መጽሐፍ አለ። እነርሱም አይበደሉም። وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا مَكْتُوبٌ بِنَطْقِهِ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

63. በእውነቱ ከሐዲያን ልቦቻቸው ከዚህ መጽሐፍ በዝንጋታ ውስጥ ናቸው። ለእነርሱም ከዚህ ሌላ እነርሱ ለእርሷ ሰራዎችዋ የሆኑ መጥፎ ስራዎች አሏቸው። بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَلٌ مِّنْ دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿٦٣﴾

64. ጳምጥሎቻቸውንም በቅጣት በያዝናቸው ጊዜ ወዲያውኑ እነርሱ ይወተውታሉ። حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ﴿٦٤﴾

65. (ይባላሉም) «ዛሬ አትወትውቱ፤ እናንተ ከእኛ ዘንድ አትረዱምና። لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾

66. «አንቀጾቼ በእናንተ ላይ በእርግጥ ይነበቡላችሁ ነበር። እናንተ ግን በተረከዙቻችሁ ላይ ወደ ኋላችሁ ትመለሱ ነበር። فَدَكَانَتْ ءَايَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ تُنكصُونَ ﴿٦٦﴾

67. «በእርሱ (በክልሉ ቤት) ኩሩዎች ሌሊት ተጨዋችሁ (ቁርአንንም) የምትተው ሆናችሁ (ትመለሱ ነበር)።» ይባላሉ። مُسْتَكْبِرِينَ بِهِءَ سَمِيرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾

68. የቁርአንን ንግግርን አያስተነትኑምን? ወይስ ለመጀመሪያዎቹ አባቶቻቸው ያልመጣ ነገር መጣባቸውን?

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

69. ወይስ መልዕክተኛቸውን አላወቁምን? ስለዚህ እነርሱ በእርሱ ከሐዲያን ናቸውን?

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦٩﴾

70. ወይስ «በእርሱ ዕብይት አለበት» ይላሉን? እብድ አይደለም። እውነትን ይዘ መጣላቸው። አብዛኛቸውም ግን እውነትን ጠይዎች ናቸው።

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَكَثُرَهُمْ لِلْحَقِّ كَافِرُونَ ﴿٧٠﴾

71. እውነታው (አላህ) ዝንባሌዎቻቸውን በተከተለ ኖሮ ሰማያትና ምድር በውስጣቸውም ያለው ሁሉ በእርግጥ በተበላሸ ነበር። ይልቁንም ክብራቸው ያለበትን ቁርአን አመጣንላቸው። እነርሱም ክብራቸውን ዘንጊዎች ናቸው።

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنِ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

72. ወይስ (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ግብርን ትጠይቃቸዋለህን? የጌታህም ችሮታ ከሁሉም በላይ ነው። እርሱም ከሰጪዎች ሁሉ በላይ ነው።

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾

73. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተ ወደ ቀጥተኛው መንገድ በእርግጥ ትጠራቸዋለህ።

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾

74. እነዚያም በመጨረሻይቱ ዓለም የማያምኑት ሰዎች ግን ከትክክለኛው መንገድ ተዘንባዮች ናቸው።

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ﴿٧٤﴾

75. ባዘንላቸውና በእነርሱ ያለውን ጉዳትም ባነሳንላቸው ኖሮ በጥመታቸው ውስጥ የሚዋዥቁ ሆነው ይዘወትሩ ነበር።

*وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلْجُؤِ فِي ظُعْنِهِمْ لَيَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾

76. በእርግጥም በቅጣት ያዝናቸው። ታዲያ ለጌታቸው አልተናነሱም። የሚዋደቁም አይደሉም።

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾

77. በእነርሱም ላይ የብርቱ ቅጣት ባለቤት የሆነ ደጃፍን በከፈትንባቸው ጊዜ እነርሱ ያን ጊዜ በእርሱ ተስፋ ቆራጮች ናቸው።

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾

78. እርሱም ያ መስሚያዎችን፤ ማያዎችንና ልቦችን ለእናንተ የፈጠረላችሁ ነው። ጥቂትን እንጂ አታመሰግኑም።

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

79. እርሱም ያ በምድር ውስጥ የበተናችሁ ነው። በመጨረሻም ጊዜ ወደ እርሱም ትሰበሰባላችሁ።

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾

80. እርሱም ያ ህያው የሚያደርግ የሚገድልም ነው። የሌሊትና የቀን መተካካትም የእርሱ ነው ። አታውቁምን?

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾

81. ይልቁንም የመካከተኛውን ልክ የፊተኞቹ ህዝቦች እንዳሉት ብጤ አሉ።

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾

82. አሉም: «በጠቅንና አፈርና አጥንቶች በሆንን ጊዜ እኛ እንደገና ተቀስቃሾች ነን?»

قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِذْنَا لَمَعُوتُونَ ﴿٨٢﴾

83. «ይህንን ሁኔታ እኛም ሆነ ከእኛ በፊት የነበሩት አባቶቻችን በእርግጥ ተቀጥረዋል፤ ይህ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ተረቶች እንጂ ሌላ አይደለም።» አሉ።

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾

84. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ምድርና በውስጡ ያለው ሁሉ የማን ነው? የምታውቁ ከሆናችሁ እስቲ ንገሩኝ።» በላቸው።

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾

85. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «በእርግጥ የአላህ ነው።» ይሉሃል። «ታዲያ አትገሠዱም?» በላቸው።

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾

86. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «የሰባቱ ሰማያት ጌታ የታላቁም ዐርሽ ጌታ ማን ነው?» በላቸው።

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾

87. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «በእርግጥ አላህ ነው።» ይሉሃል። «እንግዲያ አትፈሩትም?» በላቸው።

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾

88. «የነገሩ ሁሉ ግዛት በእጁ የሆነ፤ እርሱ የሚጠብቅ በእርሱ ላይ የሚደጠበቅ ማን ነው? የምታውቁ ከሆናችሁ (እስቲ መልሱልኝ)» በላቸው።

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾

89. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «በእርግጥ አላህ ነው።» ይሉሃል። «ታዲያ እንዴት ትታለላላችሁ?» በላቸው።

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾

90. ይልቁንም እውነትን አመጣንላቸው እነርሱም በመካዳቸው ውሸታዎች ናቸው።

بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾

91. አላህ ምንም ልጅን አልያዘም አልወለደም። ከእርሱም ጋር አንድም አምላክ የለም። ሌላ አምላክ በነበረው አምላኩ ሁሉ የፈጠረውን ነገር በማስተዳደር ከሌላው በተለየ ነበር። ከፈላቸውም በከፊሉ ላይ በነገሰ ነበር። አላህ ከሁሉም እሱን ከሚመጥኑበት መግለጫ ሁሉ ጠራ።

مَا آتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾

92. ሩቁንና ቅርቡን ሁሉ አዋቂ ነው። በእርሱ ከሚያጋሩትም ሁሉ ከፍ አለ።

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾

93. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በል: «ጌታዬ ሆይ! የሚስፈራሩበትን ቅጣት ብታሰቡኝ፤

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيبِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾

94. «ጌታዬ ሆይ! በበደላኞች ህዝቦች ውስጥ አታድርገኝ።» በል።

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾

95. እኛ የምናስፈራራቸውን ነገር ልናሳይህ በእርግጥ ቻዮች ነን።

وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُثْرِكَ مَا تَعْدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿٩٥﴾

96. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በዚያች እርሷ መልካም በሆነችው ጠባይ መጥፎይቱን ነገር መልስ። እኛ ከሐዲያን የሚሉትን ሁሉ አዋቂዎች ነንና።

أَدْفَعُ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾

97. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) (እንዲህ) በል። «ጌታዬ ሆይ ከሰይጣናት ጉትጎታዎች ባንተ እጠበቃለሁ።

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾

98. «ጌታዬ ሆይ! ወደ እኔ ከመጣዳቸው ከመቅረባቸውም ባንተው እጠበቃለሁ።» በል።

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

99. አንዳቸውን ሞት በመጣበት ጊዜ ይላል። «ጌታዬ ሆይ! ወደ ምድረ ዓለም መልሱኝ።

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾

100. «ችላ ብዬ የተውኩትን በጎ ስራ ልሰራ እክጅላለሁና።» (ይላል)። (ይህን ከማለት ይከልከል)። እርስዋ እርሱ ተናጋሪዋ የሆነች ቃል (ብቻ) ናት። ከበስተፊታቸውም እስከሚቀሰቀሱበት ቀን ድረስ ግርዶ አለ።

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

101. በቀንዱም በተነሳ ጊዜ በዚያ ቀን በመካከላቸው ዝምድና የለም። አይጠያየቁምም።

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

102. ሚዛኖቻቸው የከበዱላቸው ሰዎች እነዚያ እነርሱ ፍላጎታቸውን ያገኙ ናቸው።

فَمَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾

103. እነዚያ ሚዛኖቻቸውም የቀለሉባቸው ሰዎች እነዚያ እነርሱ ነፍሶቻቸውን ያከሰሩ ናቸው፤ በገሀነም ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው።

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾

104. ፊቶቻቸውን እሳት ትገርፋቸዋለች። እነርሱም በእርሷ ውስጥ ከንፈሮቻቸው የተከማተሩ ናቸው።

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾

105. «አንቀጾቼ በእናንተ ላይ የሚነበሱላችሁና በእነርሱ የምታስተባብሉ አልነበራችሁም?» ይባላሉ።

أَلَمْ تَكُنْ عَائِيَّتِي تُتَالَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ﴿١٠٥﴾

106. (እነርሱም) ይላሉ። «ታላቁ ጌታችን ሆይ! በእኛ ላይ መናጢነታችን አሸነፈችንና ጠማማ ህዝቦች ነበርን።

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾

107. «ጌታችን ሆይ! ከእርሷ አውጣንና ወደ ዱንያ መልሰን። ከዚህ በኋላ ወደ ክህደት ብንመለስ እኛ በዳዮች ነን።» ይላሉ።

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾

108. አላህም ይላቸዋል: «ወራዶች ሆናችሁ በውስጧ አርፋችሁ ኑሩ እንጂ ፍጹም አታናግሩኝ።» قَالَ أَحْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكْمُونَ ﴿١٠٨﴾

109. «እነሆ ከባሮቹ መካከል ጌታችን ሆይ! አምነናልና ማረን። እዘንልንም። አንተ ከአዛኞች ሁሉ ይበልጥ አዛኝ ነህ! የሚሉ ክፍሎች ነበሩ።» الرَّحْمِينِ ﴿١٠٩﴾

110. «እኔንም ማውሳትን እስካስረሷችሁ ድረስም ማላገጫ አድርጋችሁ ያዘችኋቸው። በእነርሱም ላይ ትስቀባቸው ነበር።» فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾

111. «እኔ ዛሬ በትዕግስታቸው ምክንያት ፍላጎታቸውን የሚያገኙት እነርሱን ብቻ በማድረግ መነዳኋቸው።» ይላቸዋል። إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ ﴿١١١﴾

112. «በምድር ውስጥ ስንትን አመታትን ቆያችሁ?» قَالَ كَم لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ ይላቸዋል።

113. «አንድ ቀንን ወይም ከፊል ቀንን ቆየን።» قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْئَلِ الْعَادِيْنَ ﴿١١٣﴾ ቆጣሪዎችንም ጠይቅ» ይላሉ።

114. ይላቸዋልም: «እናንተ የቆያችሁትን መጠን የምታውቁ ብትሆኑ ኖሮ (በእሳት ውስጥ ከምትቆዩት ጊዜ አንጻር) ጥቂትን ጊዜ እንጂ አልቆያችሁም።» قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

115. «የፈጠርናችሁ ለከንቱ መሆኑን እናንተም ወደ እኛ የማትመለሱ መሆናችሁን ጠረጠራችሁን? (ለከንቱ የፈጠርናችሁ መሰላችሁን?)» (ይባላሉ።) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

116. የእውነቱ ንጉስ አላህ ከፍተኛነት ተገባው። ከእርሱ ሌላ ትክክለኛ አምላክ የለም። የዚያ የሚያምረው ዐርሽ ጌታም እሱ ብቻ ነው። فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

117. ከአላህ ጋር ሌላን አምላክ በእርሱ ማስረጃ የሌለውን የሚገዛ ሁሉ ምርመራው እጌታው ዘንድ ብቻ ነው። እነሆ ከሓዲያን አይድኑም። وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾

118. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ጌታዬ ሆይ! ማር። እዘንም። አንተም ከአዛኞች ሁሉ በላጭ ነህና።» قَالَ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحْمِينِ ﴿١١٨﴾

ሱረቱ አልን ኑር

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. (ሙስሊሞች ሆይ!) (ይህ) ያወረድነውና በእናንተ ላይ (እንድትሰሩበት) የደነገግነው ምዕራፍ ነው።
 سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾
 እርሱ በርሷም ውስጥ ትገሰጹ ዘንድ ግልጽ አናቅጽን አውርድናል።

2. ዝሙተኛይቱ ሴትና ዝሙተኛው ወንድ ከሁለቱ እያንዳንዳቸው (ያላገቡ እንደሆኑ) መቶ ግርፋትን ግረፏቸው። በአላህና በመጨረሻው ቀን የምታምኑ እንደሆናችሁ በእነርሱ ላይ በደነገገው በአላህ ፍርድ ርህራሄ አትያዘችሁ። ሙስሊሞች ሆይ! ቅጣታቸውንም በምትፈጽሙበት ጊዜ ከአማኞች የተወሰኑ ቡድኖች ይገኙበት።
 الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عِدَابُهَا ظَافِقَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

3. ዝሙተኛ ወንድ ዝሙተኛን ሴት ወይም በአላህ አጋሪን ሴት እንጂ ሌላን አያገባም (አይፈልግም) ። ዝሙተኛይቱም ሴት ዝሙተኛ ወይም በአላህ አጋሪ ወንድ እንጂ ሌላ አያገባትም (አይፈልጋትም)። ይህም በአማኞች ላይ ተከልክሏል።
 الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

4. እነዚያ ጥብቆችን ሴቶች በዝሙት የሚሰድቡ ከዚያ በሰደቡበት አራት ምስክሮች ያለመጡ ሰማንያ ግርፋት ግረፏቸው። ከእነርሱም ምስክርነትን ለሁልጊዜ አትቀበሉ። እነዚያም እነርሱ አመጸኞች ናቸው።
 وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

5. እነዚያ ከዚህ በኋላ የተጸጸቱና ሥራቸውን ያሰመሩ ሲቀሩ። አላህ በጣም መሐሪና አዛኝ ነውና።
 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

6. እነዚያ ሚስቶቻቸውን (በዝሙት) የሚሰድቡ ለነሱም ከነፍሶቻቸው በስተቀር ምስክሮች የሌሏቸው የሆኑ የአንዳቸው ምስክርነት ከእውነተኞች ለመሆናቸው በአላህ ስም አራት ጊዜ ምሎ መመስከር ነው።
 وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

7. አምስተኛይቱም ከውሸታዎች ቢሆን በእርሱ ላይ የአላህ እርግማን እንዲሰፍንበት (ምሎ መመስከር ነው)።
 وَالْخَاسِئَةُ أَلَّ لَعْنَتِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

8. «እርሱም ከውሸታዎች ነው።» ብላ አራት ጊዜ በአላህ ስም መመስከር ከእርሷ ላይ ቅጣትን ይከላከልላታል።
 وَيَذَرُونَ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾

9. አምስተኛይቱም እርሱ ከእውነተኞች ቢሆን በርሷ ላይ የአላህ ቁጣ ይኑርባት ብላ መመስከሯ ነው።

مِنَ الصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾

10. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) በእናንተም ላይ የአላህ ችሮታና እዝነቱ ባልነበረና አላህ ጸጸትን ተቀባይና ጥበበኛ ባልሆነ ኖሮ (ውሽታሙን ሁሉ በዚሁ አለም ላይ ይገልጻው ነበር)።

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

11. እነዚያ መጥፎን ውሸት ያመጡ ከናንተው የሆኑ ቡድኖች ናቸው። ለእናንተ ክፉ ነገር እንደሆነ አታስቡት፤ በእውነቱ እርሱ ለእናንተ መልካም ነገር ነው። ከጭፍሮቹ ለእያንዳንዱ ሰው ከኃጢአት የሠራው ሥራ ዋጋ አለው። ያም ከእነርሱ ትልቁን ኃጢአት የተሸከመው ለእርሱ ከባድ ቅጣት አለው።

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

12. (ውሸቱን) በሰማችሁት ጊዜ አማኞችና ምዕመናት በነፍሶቻቸው ለምን ደግን ነገር አልጠረጠሩም? ለምንስ «ይህ ግልጽ ቅጥፈት ነው።» አላሉም?

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

13. በእርሱ ላይ ለምን አራትን ምስክሮች አላመጡም? ምስክሮቹንም ካላመጡ እነዚያ አላህ ዘንድ ውሸታሞቹ እነርሱ ብቻ ናቸው።

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِمْ بِآرَبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿١٣﴾

14. በቅርቢቱም ሆነ በመጨረሻይቱ ዓለም በእናንተ ላይ የአላህ ችሮታና እዝነቱ ባልነበረ ኖሮ በውስጡ በገባችሁበት ወሬ ምክንያት ታላቅ ቅጣት በእርግጥ በደረሰባችሁ ነበር።

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

15. በምላሶቻችሁም በምትቀበሉት ጊዜ ለእናንተም በእርሱ እውቀት በሌላችሁ ነገር በአፎቻችሁ በተናገራችሁና አላህ ዘንድ ከባድ ኃጢአት ሆኖ ሳለ ቀላል አድርጋችሁ ባሰባችሁት ጊዜ ከባድ ቅጣት በነካችሁ ነበር።

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

16. በሰማችሁትም ጊዜ፡ «በዚህ ጉዳይ ልንናገር ለእኛ አይገባንም። አላህ ጥራት ይገባህ። ይህ ከባድ ቅጥፈት ነው።» አትሉም ነበርን?

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتٰنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

17. አማኞች እንደሆናችሁ ወደ ዚህ መሰል ተግባር ብጤው በፍጹም እንዳትመለሱ አላህ ይገስጻችኋል።

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

18. ለእናንተም አላህ አናቅጽን ይገልጽላችኋል። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው።

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيٰتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾

19. እነዚያ በነዚያ በትክክል በአላህ ባሙኑት ሰዎች መካከል መጥፎ ወሬ እንድትስፋፋ የሚወዱ ለእነርሱ በቅርቡትም ሆነ በመጨረሻይቱ ዓለም አሳማሚ ቅጣት አላቸው። አላህ ሁሉን ነገር ያውቃል እናንተ ግን አታውቁም።

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

20. በእናንተም ላይ የአላህ ችሮታውና እዝነቱ ባልነበረ አላህም ፍህፍህና አዛኝ ባልሆነ ኖሮ (ቶሎ ባጠፋችሁ ነበር)።

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

21. እናንተ ያመናችሁሆይ! የሰይጣንን እርምጃዎች አትከተሉ። የሰይጣንን እርምጃዎች የሚከተል ሰው ሁሉ ኃጢአትን ተሸከመ። እርሱ በመጥፎና በሚጠላ ነገር ያዛልና፤ በእናንተም ላይ የአላህ ችሮታና እዝነቱ ባልነበረ ኖሮ ከናንተ አንድም ፈጽሞ (ከወንጀል) ባልጠራ ነበር። ግን አላህ የሚሻውን ሰው ያጠራል። አላህ ሁሉንም ሰሚ ሁሉንም አዋቂ ነው።

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

22. ከናንተም መካከል የችሮታና የክብረት ባለቤቶች የሆኑት ክፍሎች ለቅርብ ዘመዶችና ለድሆችና በአላህም መንገድ ለተሰደዱ ሰዎች ምንንም ነገር ላይሰጡ አይማሉ። ይቅርታም ያድርጉ። ጥፋተኞቹንም ይለፉ። አላህ ለእናንተ ሊምር አትወዱምን? አላህ መሐሪና አዛኝ ነው።

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

23. እነዚያ ጥብቆቹንና ከዝሙት ዘንጊዎቹን ምዕምናት የሚሰድቡ ሰዎች ሁሉ በቅርቡትም ሆነ በመጨረሻይቱ ዓለም ተረገሙ። ለእነርሱም ታላቅ ቅጣት አለባቸው።

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

24. በእነርሱ ላይ ምላሶቻቸው እጆቻቸውና እግሮቻቸው ይሰሩት በነበሩት ነገር ሁሉ በሚመሰክሩባቸው ቀን ከባድ ቅጣት አላላቸው።

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

25. በዚያም ቀን አላህ ተገቢ ዋጋቸውን ይሞላላቸዋል። አላህም ፍፁም ግልፅ እውነት መሆኑን ያውቃሉ።

يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

26. መጥፎዎቹ ሴቶች ለመጥፎዎቹ ወንዶች፤ መጥፎዎቹ ወንዶችም ለመጥፎዎቹ ሴቶች ብቻ የተገቡ ናቸው። ጥሩዎቹ ሴቶችም ለጥሩዎቹ ወንዶች፤ ጥሩዎቹ ወንዶችም ለጥሩዎቹ ሴቶች ብቻ የሚገቡ ናቸው። እነዚህ ጥሩዎቹም መጥፎዎቹ ከሚሉት ነገር ንጹህ የተደረጉ ናቸው። ለእነርሱ በገነት ምህረትና መልካም ሲሳይ አላላቸው።

الْحَبِيبَاتِ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

27. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! እስከምታስፈቅዱና በባለቤቶቹ ላይ ሰላምታን እስከምታቀርቡ ድረስ በሌላ ሰዎች ቤቶች አትግቡ። ይህ ጉዳይ ለእናንተም መልካም ነው። እናንተ ጉንነዘቡ ዘንድ በዚህ ታዘዛችሁ።

تَذَكَّرُونَ ﴿٧٧﴾

28. በውስጡም አንድንም ሰው ባታገኙ ለእናንተ እስከሚፈቀድላችሁ ድረስ አትግቡ። «ተመለሱ» ከተባላችሁም ተመለሱ። እርሱ ለእናንተ የተሻለ ነው። አላህ የምትሠሩትን ሁሉ አዋቂ ነው።

عَلِيمٌ ﴿٧٨﴾

29. መኖሪያ ያልሆኑን ቤቶች ግን በውስጣቸው ለእናንተ ጥቅም ካላችሁ ሳታስፈቅዱ ብትገቡ በእናንተ ላይ ምንም ኃጢአት የለባችሁም። አላህም የምትገልጹትንም ሆነ የምትደብቁትን ሁሉ ያውቃል።

ثُبُونٌ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٧٩﴾

30. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለአማኞች ንገራቸው አይኖቻቸውን (ያልተፈቀደላቸውን) ከማየት ይከልክሉ። ብልቶቻቸውንም ይጠብቁ። ይህ ለእነርሱ የተሻለ ነው። አላህ በሚሠሩት ሁሉ ውስጠ አዋቂ ነው።

حَیْبِرٍ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨٠﴾

31. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለምዕመናት (ሴቶችም) ንገራቸው አይኖቻቸውን ይከልክሉ። ብልቶቻቸውንም ይጠብቁ። ጌጣቸውንም ግልጽ ከሆነው በስተቀር ሆን ብለው አይግለጹ። ጉፍታዎቻቸውንም በአንገትጌዎቻቸው ያጣፉ። (የውስጥ) ጌጣቸውንም ለባሎቻቸው ወይም ለአባቶቻቸው ወይም ለባሎቻቸው አባቶች ወይም ለወንዶች ልጆቻቸው ወይም ለባሎቻቸው ወንዶች ልጆች ወይም ለወንድሞቻቸው ወይም ለወንድሞቻቸው ወንዶች ልጆች ወይም ለእህቶቻቸው ወንዶች ልጆች ወይም ለሴቶቻቸው (ሙስሊም ሴቶች) ወይም በእጆቻቸው ለያዙት (ባሪያ) ወይም ከወንዶች ለሴት ጉዳይ የሌላቸው ለሆኑ ተከታዮች ወይም ለእነዚያ በሴቶች ሀፍረተ ገላ ላይ ላለወቁ ህጻኖች ካልሆነ በስተቀር አይግለጹ። ከጌጣቸውም የሚሸፍኑት ይታወቅ ዘንድ በእግሮቻቸው አይምቱ። ምዕመናኖች ሆይ! ከጀሀንም ቅጣት ትድኑ ዘንድ ሁላችሁም ወደ አላህ ተጸጸቱ።

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْزِقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٨١﴾

32. (ሙስሊሞች ሆይ!) ከናንተ መካከል ትዳር የሌላቸውን ሰዎች አጋቡ። ከወንዶች ባሮቻችሁና ከሴቶች ባሮቻችሁም ለጋብቻ ብቁ የሆኑትን ክፍሎች አጋቡ። ድሆች ከሆኑም አላህ ከችሮታው ያከብራቸዋል። አላህ ስጦታው ሰፊና ሁሉን አዋቂ ነው።

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

33. እነዚያም የማግቢያን ጣጣ የማያገኙ ሰዎች አላህ ከችሮታው እስከሚያከብራቸው ድረስ ይጠብቁ። እነዚያንም እጆቻችሁ ከጨበጧቸው አገልጋዮች መካከል ገንዘብ ሰጥተው ነጻ ለመውጣት መጻጻፍን የሚፈልጉትን ከእነርሱ መልካም ነገርን ብታውቁ (ብታዩ) ተጻጻፏቸው። አላህ ከሰጣችሁ ገንዘብም ስጧቸው። ሴቶች ባሮቻችሁንም መጠበቅን ከፈለጉ የቅርቢቱን ህይወት ጥቅም ለመፈለግ ብላችሁ በዝሙት ተግባር ላይ አታስገድዷቸው። የሚያስገድዳቸውም ሰው አላህ ከመገደዳቸው በኋላ ለተገደዱት መሓሪና አዛኝ ነው።

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتُغُونَ الْأَكْنَثَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرِهِنَّ عُفُوْرٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

34. (ሰዎች ሆይ!) ወደ እናንተ አብራሪ የሆኑን አናቅጽ ከእነዚያ ከበፊታችሁ ካለፉትም ምሳሌዎች ዓይነት ምሳሌን ለጥንቁቆችም መገሰጫን በእርግጥ አወረድን።

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّمَنْ تَقِينُ ﴿٣٤﴾

35. አላህ የሰማያትና የምድር ብርሃን (አብራሪ) ነው፤ የብርሃኑ ምሳሌ በውስጡ መብራት እንዳለባት ዝግ መስኮት፤ መብራቱ በብርጭቆ ውስጥ የሆነ፤ ብርጭቆው ደግሞ ፍጹም ሉላዊ ክብ የምትመስል ምስራቃዊም ምዕራባዊም ካልሆነች፤ ከተባረከች የወይራ ዛፍ ዘይቷ እሳት ባይነካውም እንኳ ሊያበራ የሚቀርብ ከሆነች ዘይት የሚቃጠል እንደሆነ መብራት ነው። ይህ በብርሃን ላይ የሆነ ብርሃን ነው። አላህ ወደ ብርሃኑ የሚሻውን ሰው ይመራል። አላህም ለሰዎች ምሳሌዎችን ያቀርባል። አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ አዋቂ ነው።

﴿٣٥﴾ اللَّهُ نُورٌ أَلْسَمَتِ وَالْأَرْضُ مِثْلُ نُورِهِ كَيْسُكْرَةٌ فِيهَا مُصْبِحٌ الْيُصْبِحُ فِي رُجَاةِ الرُّجَاةِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ ذَرِيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

36. አላህ እንዲከበሩና ስሙ በውስጣቸው እንዲወሳ ባዘዘው ቤቶች ውስጥ አወድሱት። በውስጧ በጧትና በማታ ለርሱ ያጠሩታል።

فِي بُيُوتٍ أُذِّنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُمْ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدْوَةِ وَالْأَصَالِ ﴿٣٦﴾

37. አላህን ከማውሳትና ሰላትን ከመስገድ ዘካንም ከመስጠት ንግድም ሽያጭም የማይታልላቸው ልቦችና ዓይኖች በእርሱ የሚገለበጡበትን ቀን የሚፈሩ የሆኑ ሰዎች ያጠሩታል።

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

38. አላህም የሰፋትን ስራ መልካሙን ሊመነዳቸው ከችሮታዉም ሊጨምርላቸው ያጠሩታል። አላህም ለሚሻው ሁሉ ያለ ግምት ይሰጣል።

لَيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

39. እነዚያም በአላህ የካዲት ሰዎች መልካም ስራዎቻቸው በበረሃ ሜዳ እንዳለ ሲረብዱ ነው። ሲረብዱ ውሃ የጠማው ሰው እንደውሃ አስቦት በቀረቡት ጊዜ ምንም ነገር ሆኖ እንደማያገኘው ነው። አላህንም እስፍራው ዘንድ ያገኘዋል። ምርመራውንም ይሞላለታል፤ አላህም ምርመራው ፈጣን ነው።

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعِ الْأَرْضِ الَّتِي بَعَثْنَا مَاءً حَاقًّا إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ سَائِغًا وَرَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوَفَّئَهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

40. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ወይም መጥፎ ስራዎቻቸው ከበላዩ ማዕበል ከበላዩ ደመና ያለበት ማዕበል በሚሸፍነው ጥልቅ ባህር ውስጥ እንዳሉ ጨለማዎች ነው። እነዚያ ከፊላቸው ከከፊሉ በላይ ድርብርብ የሆኑ ጨለማዎች ናቸው። በዚህች የተሞከረ ሰው እጁን ባወጣ ጊዜ ሊያያት አይደርስም። አላህ ለእርሱ ብርሃንን ያላደረገለት ሰው ሁሉ ለእርሱ ምንጊዜም ምንም ብርሃን የለውም።

أَوْ كظلماتٍ في بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَعمُشُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظلماتٌ بعضُهَا فوقَ بعضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرِهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

41. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ በሰማያትና በምድር ላይ ያለ ሁሉ በራሪዎችም ክንፎቻቸውን በአየር ላይ ያንሳፈፉ ሆነው ለእርሱ የሚያጠሩ መሆናቸውን አላውቅህምን? ሁሉም ስግደቱንና ማጥራቱን በእርግጥ አወቀ። አላህ የሚሰፋትን ሁሉ አዋቂ ነው።

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّخِيرَاتُ الَّتِي ظَلَمَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

42. የሰማያትም ሆነ የምድር ግዛት የአላህ ነው። መመለሻም ወደ አላህ ነው።

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

43. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ ደመናን የሚነዳ መሆኑን አላየህምን? ከዚያም ከፊሉን ከከፊሉ ያገናኛል፤ ከዚያም የተደራረበ ያደርገዋል፤ ዝናቡንም ከመካከሉ የሚወጣ ሆኖ ታየዋል፤ ከሰማይም ከደመናም በውስጡ ካሉት ጋራዎችም በረዶን ያወርዳል። በእርሱም የሚሻውን ሰው በጉዳት ይነካል። ከሻዉም ሰው ላይ ይመልሰዋል። የብልጭታው ብርሃን ዓይኖችን ሊወስድ ይቀርባል።

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرِيحُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۗ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِثْرًا جِبَالًا فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيَصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيُصْرِفُهُ ۗ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقَعِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ﴿٤٣﴾

44. አላህ ሌሊትንና ቀንን ያገለብጣል፤ በዚህም ለአስተዋዮች በእርግጥ ማስረጃ አለበት።

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

45. አላህም ተንቀሳቃሽን ሁሉ ከውሃ ፈጠረ። ከእነርሱም መካከል በሆዱ ላይ የሚሄድ አለ፤ ከእነርሱም መካከል በሁለት እግሮቹ ላይ የሚሄድ አለ፤ ከእነርሱም መካከል በአራት እግሩ የሚሄድ አለ። አላህ የሚሻውን ሁሉ ይፈጥራል። አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነውና።

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَّمشِي عَلَى بَطْنِيهٖ وَمِنْهُمْ مَّن يَّمشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَّمشِي عَلَى اَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

46. አብራሪን አናቅጽ በእርግጥ አወረድን፤ አላህ የሚሻውን ወደ ቀጥተኛ መንገድ ይመራዋል።

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَن يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

47. (አስመሶሶች) «በአላህና በመልዕክተኛው አምናናል ታዘናልም» ይላሉ። ከዚያም ከዚህ በኋላ ከእነርሱ ከፊሉ ይሸሻል። እነዚያም ትክክለኛ አማኞች አይደሉም።

وَيَقُولُونَ ءَاٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فَرِيقًا مِّنْهُمْ مِّنۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا اُوْلٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

48. ወደ አላህና ወደ መልዕክተኛውም በመካከላቸው ለሚከሰቱ ጉዳዮች ሊፈረድ በተጠሩ ጊዜ ከእነርሱ መካከል ከፊሉ ወዲያውኑ ይሸሻሉ።

وَإِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكَمْ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٨﴾

49. እውነቱም (ሐቁ) ለእነርሱ ቢሆን ወደ እርሱ ታዘዝቸ ሆነው ይመጣሉ።

وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوْا اِلَيْهِ مَدْعَبِيْنَ ﴿٤٩﴾

50. በልቦቻቸው ውስጥ በሽታ አለን? ወይስ በነብይነቱ ተጠራጠሩን? ወይስ አላህና መልዕክተኛው በእነርሱ ላይ የሚበድሉ መሆንን ይፈራሉን? ይልቁንም እነዚያ እነርሱ በዳሮቹ ናቸው።

اَفِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمْ اُرْتَابُوْا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗٓ بَلْ اُوْلٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥٠﴾

51. የምዕምናን ቃል ግን የነበረው ወደ አላህና ወደ መልዕክተኛው በመካከላቸው ሊፈረድ በተጠሩ ጊዜ «ሰማን ታዘዝንም» ማለት ብቻ ነው። እነዚህ ማለት እነዚያ የፈለጉትን የሚያገኙቱ ናቸው።

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكَمْ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾

52. አላህንና መልዕክተኛውን የሚታዘዝ፤ አላህንም የሚፈራና ቁጣውን የሚጠነቀቀው፤ ፍላጎታቸውን የሚያገኙ እነዚያ እነርሱ ናቸው።

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ وَيَخَشِ اللّٰهَ وَيَتَّقِهٖ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْفٰلِحُوْنَ ﴿٥٢﴾

53. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ለዘመቻ ብታዘቸው በእርግጥ እንደሚወጡ የጠነከሩ መሐላዎቻቸውን በአላህ ስም ይምላሉ፤ «አትማሉ። የታወቀ የንፍቅና መታዘዝ ነውና። አላህ በምትሰሩት ነገር ሁሉ ውስጥ አዋቂ ነው።» በላቸው።

*وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمٰنِهِمْ لَئِنۡ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ اِنَّ اللّٰهَ حَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٣﴾

54. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ! ሙስሊሞች ሆይ!) «አላህንና መልዕክተኛውንም ታዘዙ። ብትሸጉም አትጎዱትም። በእርሱ ላይ ያለበት የተገደደውን ማድረስ ብቻ ነው። በእናንተም ላይ ያለበት የተገደደውን መታዘዝ ብቻ ነው። ብትታዘዙትም ወደ ቀናው መንገድ ትመራላችሁ

قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرّٰسُوْلَؕؕ اِنۡ تَوَلَّوْا فَاِنَّآ عَلَيْهِ مَا حُمِّلْتُمْ وَاِنۡ تَطِيعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرّٰسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنِ ﴿٥٤﴾

በመልዕክተኛው ላይ ግልጽ ማድረስ እንጂ ሌላ የለበትምና።» በላቸው።

55. አላህ እነዚያን ከናንተ መካከል በትክክል ያመኑትንና መልካም ስራዎችን የሰሩትን እነዚያን ከእነርሱ በፊት የነበሩትን እንደተከታዮቹ ሁሉ በምድር ላይ በእርግጥ ሊተካቸው፤ ለእነርሱም ያንን የወደደላቸውን ሃይማኖታቸውን ሊያደላድልላቸው፤ ከፍርሃታቸውም በኋላ ደህናነትን ሊለውጥላቸው የተስፋን ቃል ሰጥቷቸዋል። በእኔ ምንንም የማያጋሩ ሆነው ሊገዙኝ ነው፤ ከዚያም በኋላ በሱ የካዱ ሰዎች እነዚያ አመጸኞች ማለት እነርሱ ብቻ ናቸው።

الْفَيْسُفُونَ ﴿٥٥﴾

56. (ሙስሊሞች ሆይ!) ይታዘንላችሁ ዘንድ ሰላትን አስተካክላችሁ ስገዱ፣ ምጽዋትንም ስጡ፣ መልዕክተኛውንም ታዘዙ።

الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

57. እነዚያን በአላህ የካዱትን በምድር ውስጥ የሚያቅቱ አድርገህ አታስብ፤ መኖሪያቸውም እሳት ናት። ገሀንም በእርግጥም ምንኛ ትከፋ።

الْأَرْضِ وَمَا وَنَهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

58. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! እነዚያ እጆቻችሁ የጨበጧቸው ባሮች እነዚያም ከናንተ መካከል ለአካለ መጠን ያልደረሱት (ሀፃናት) በሶስት ጊዜ፡ ከጎህ ስግደት በፊት፤ በቀትር ልብሰቻችሁን በምታወልቁበት ጊዜና ከምሽት ስግደትም በኋላ ወደ እናንተ ለመግባት ሲፈልጉ ያስፈቅዷቸው። እነዚህ የእናንተ ሶስት የሐፍረተ ገላ መግለጫ ጊዜያቸው ናቸውና። ከእነዚህ በኋላ ግን በእናንተም ሆነ በነሱ ላይ (ያለፈቃድ በመግባት) ኃጢአት የለም። እናንተን ለማገልገል በዙሪያችሁ ዚሪዎች ናቸውና። ከፈላችሁ በከፊሉ ላይ ዚሪ ነውና፤ ልክ እንደዚሁ አላህ ለእናንተ ሀግታቱን ይገልጽላችኋል። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነውና።

حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

59. ከናንተም መካከል ለአቅም አዳም በደረሱ ጊዜ እነዚያ ከእነርሱ በፊት የነበሩት ታላላቆች እንዳስፈቀዱት ያስፈቅዱ። ልክ እንደዚሁ አላህ ለእናንተ አንቀጾቹን ያብራራል። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው።

حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

60. (ሙስሊሞች ሆይ!) እነዚያ ጋብቻን የማይፈልጉት ባልቴቶች በጌጥ የተገለጹ ሳይሆኑ የላይ ልብሰቻቸውን ቢጥሉ በእርሱ ኃጢአት የለባቸውም።

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ

ግን መጠበቃቸው ለእነርሱ የተሻለ ነው። አላህም ለሚባለው ሁሉ ሰሚ ለሁሉም አዋቂ ነው።

ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

61. (ከሰዎች ጋር በሙብላት) በዕውር (አይነስውር) ላይ ኃጢአት የለበትም። በአንካሳም ላይ ኃጢአት የለበትም። በበሽተኛም ላይ ኃጢአት የለበትም። በነፍሶቻችሁም ላይ ከቤቶቻችሁ ወይም ከአባቶቻችሁ ቤቶች ወይም ከእናቶቻችሁ ቤቶች ወይም ከውድሞቻችሁ ቤቶች ወይም ከእህቶቻችሁ ቤቶች፤ ወይም ከአባት ወንድሞች አጎቶቻችሁ ቤቶች፤ ወይም ከአባት እህቶች አክስቶቻችሁ ቤቶች ወይም ከእናት ወንድሞች የሹሞቻችሁ ቤቶች፤ ወይም ከእናት እህቶች የሜዎቻችሁ ቤቶች ወይም መክፈቻዎችን ከያዘችሁት ቤት ወይም ከወዳጆችሁ ቤት ብትበሉ ኃጢአት የለባችሁም። ተሰብስባችሁ ወይም ተለያይታችሁ ብትበሉ በእናንተ ላይ ምንም ኃጢአት የለባችሁም። ቤቶችንም በገባችሁ ጊዜ ከአላህ ዘንድ የሆነችን የተባረከች መልካም ሰላምታ በነፍሶቻችሁ ላይ ሰላም በሉ። ልክ እንደዚህ አላህ አናቅጽን ለእናንተ ያብራራል፤ ልታውቁ ይከጅላልና።

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣١﴾

62. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ትክክለኛ አማኞች ማለት እነዚያ በአላህና በመልዕክተኛው ያመኑት። ከመልዕክተኛው ጋር በሚሰበሰቡ ጉዳይ ላይ በሆኑ ጊዜ እስከሚያስፈቅዱት ድረስ የማይሄዱት ብቻ ናቸው። እነዚያ የሚያስፈቅዱ እርሱ እነዚያ በትክክል በአላህና በመልዕክተኛው የሚያምኑት ናቸው። ለግል ጉዳያቸውም ፈቃድ በጠየቁ ጊዜ ከእነርሱ ላሻኸው ሰው ፍቀድላት። ለእነርሱም ከአላህ ምህረትን ለምንላቸው። አላህ መሐሪና አዛኝ ነውና።

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَفْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَفْذِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٢﴾

63. አማኞች ሆይ በመካከላችሁ የመልዕክተኛውን ጥሪ ከፈላችሁ ከፊሉን እንደመጥራት አታድርጉት። ከናንተ ውስጥ እነዚያን እየተከለሉ በመሸሎክሎክ የሚወጡትን አላህ በእርግጥ ያውቃቸዋል። እነዚያም ትእዛዙን የሚጥሱ ሁሉ መከራ እንዳትደርስባቸው ወይም አሰማሚ ቅጣት እንዳያገኛቸው ይጠንቀቁ።

لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرُّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدَعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٣﴾

64. (ሙስሊሞች ሆይ! አስተውሉ) በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የአላህ ብቻ ነው። እናንተ በእርሱ ላይ ያላችሁበትን ሁኔታ በእርግጥ ያውቃል። ወደ እርሱ የሚመለሱበትን ቀንም ያውቃል። ከዚያ

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

የሰሩትንም ሁሉ ይነግራቸዋል። አላህም ነገሩን ሁሉ
አዋቂ ነውና።

ሱረቱ አል ፋርቃን

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ያ ፋርቃንን (እውነትን ከውሸት የሚለየውን) ቁርአን በባሪያው ላይ ለዓለማት አስፈራሪ ይሆን ዘንድ ያወረደው (አምላክ) ክብሩ ላቀ (ጥራት ተገባው)::

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

2. አላህ ያ የሰማያትና የምድር ንግስና የእርሱ ብቻ የሆነ፤ ልጅንም ያልያዘ (ልጅም የሌለው)፤ በንግስናውም ተጋሪ የሌለው፤ ሁሉንም ነገር የፈጠረና በትክክልም (በስርአት) የመጠነው አምላክ ነው::

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

3. ከሐዲያን ከእርሱ ከአላህ ሌላ ምንንም የማይፈጥሩና እነርሱ ራሳቸው የሚፈጠሩ፤ ለነፍሶቻቸውም (ከራሳቸው ላይ) ጉዳትን መከላከልም ሆነ ለራሳቸው ጥቅምን ማምጣት (ማስከበር) የማይችሉ፤ ለሞት ማብቃትም ሆነ ህይወትን መለገስና ከሞት መቀስቀስንም የማይችሉን አማልክትን አምላክ አድርገው ያዙ::

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾

4. እነዚያ በአላህ የካዱ ሰዎች «ይህ ቁርአን እርሱ (ሙሐመድ) በራሱ የቀጠፈውና በእርሱም ላይ ሌሎች ህዝቦች ያገዙት ውሸት እንጂ ሌላ አይደለም:: » አሉ:: በእርግጥም በደልንና እብላትን ፈጸሙ::

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾

5. «እነዚህ የመጀመሪያ ሰዎች ተረቶች (አፈታሪክ) ናቸው:: አስጽፎታል፤ እናም በእርሱ ላይ ጧትና ማታ ትነበብለታለች::» አሉ::

وَقَالُوا أَسْطِطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْنَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا ﴿٥﴾

6. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ያ በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለን ምስጢር የሚያውቀው አወረደው:: እርሱ መሐሪና አዛኝ ነውና::» በላቸው::

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ الْغَيْبِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾

7. አሉም: «ይህ መልዕክተኛ ምን አይነት መልዕክተኛ ነው? ምግብ የሚመገብ ወደ ገበያ የሚመላለስ፤ ከእርሱ ጋር አስፈራሪ ይሆን ዘንድ ወደ እርሱ መልአክ (በገሃድ) አይወረድም ኖሯልን?»

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾

8. «ወይም ወደ እርሱ ድልብ አይሰጠውምን? ወይም ከእርሷ የሚበላባት አትክልት ለእርሱ አትኖረውምን?» አሉ:: «በዳዮችም ላመኑት የተደገመበትን ሰው እንጂ ሌላን አትከተሉም::» አሉ::

أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكْوَنُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾

9. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ላንተ ምሳሌዎችን እንዴት እንዳደረጉልህና ከዚያም እንዴት እንደ ተሳሳቱ ተመልከት። ወደ እውነት ለመድረስ መንገድንም አይችሉም።

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَل فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾

10. ያ ቢሻ ከዚህ ካሉት የተሻለን ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው አትክልት ስፍራዎችን ላንተ የሚያደርግልህ ህንጻ ቤቶችንም የሚያደርግልህ የሆነው ጌታ ችሮታው በዛ። (ክብሩ ላቀ)

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُضُورًا ﴿١٠﴾

11. ይልቁንም እነርሱ በትንሳኤ አስተባበሉ። በትንሳኤ ላስተባበለም ሁሉ አቃጣይ እሳት አዘጋጅተናል።

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾

12. ከሩቅ ስፍራ ባዮቻቸው ጊዜ የእርሷን የቁጭት መገንፈልንና ማናፋትን ይሰማሉ።

إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾

13. ከጓደኞቻቸው ጋር (ከሰይጣኖቻቸው ጋር) በአንድ የታሰሩ ሆነውም ከእርሷ በጠባብ ስፍራ በተጣሉ ጊዜ በዚያ ስፍራ ጥፋትን ይጠራሉ። (ዋ ጥፋታችን! ይላሉ)።

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾

14. ዛሬም አንድን ጥፋት ብቻ አትጥሩ። ይልቁንም ብዙን ጥፋት ጥሩ ይባላሉ።

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾

15. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) (እንዲህ) በላቸው። «ይህ የተሻለ ነውን? ወይስ ጥንቁቆቹ ተስፋ የተሰጡት የዘልዓላሚ ገነት?» ገነት ለእነርሱ ምንዳና መመለሻ ሆነች።

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾

16. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለእነርሱ በውስጡ ዘውታሪዎች ሆነው የሚፈልጉት ሁሉ አለላቸው። ይህ ተስፋ ከጌታህ ሊለመን የሚገባው ተስፋ ነው።

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۖ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ﴿١٦﴾

17. እነርሱንና ከአላህ ሌላ የሚገዟቸውን የሚሰበስብበትንና «እናንተ እነዚህን ባሮቼን አሳሳታችሁን? ወይስ እነርሱው እራሳቸው መንገድን ሳቱ?» የሚልበትን ቀን አስታውስ።

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾

18. (ተመላኪዎቹም)። «አላህ ሆይ! ጥራት ይገባህ። ከአንተ ሌላ ረዳዳችን ልንይዝ አይገባንም። ግን እነርሱንም ሆነ አባቶቻቸውን መገንዘብን እስከ ተውና ጠፊ ህዝቦችም እስከሚሆኑ ድረስ አጣቀምካቸው።» ይላሉ።

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُثْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَعَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾

19. በምትሉትም አማልክቶቻችሁ አስዋሹዋችሁ። فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ
ቅጣቴን መገፍተርንም ሆነ እራሳችሁን መርዳት
አትችሉም። ከናንተም የሚበድልን ሰው ታላቅን
ቅጣት እናቀምሰዋለን። (ይባላሉ።) عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾

20. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ካንተ
በፊትም ከመልዕክተኞች እነርሱ በእርግጥ ምግብን
የሚበሉ በገበያዎችም የሚሄዱ ሆነው እንጂ
አላካንም። ከፊላችሁንም ለከፊሉ ፈተና አድርገናል።
ትታገሳላችሁን? ጌታህም ተመልካች ነው። وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

21. እነዚያ መገናኘታችንን የማይጠብቁ ሰዎች «በእኛ
ላይ ለምን መላእክት አልወረደም ወይም ጌታችንን
ለምን አናይም?» አሉ። በነፍሶቻቸው ውስጥ
በእርግጥ ኮሩ። ታላቅንም አመጽ አመጹ። فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

22. መላዕክትን በሚያዩበት ቀን በዚያ ጊዜ
ለአመጸኞች የምስራች የላቸዉም። (መላዕክቱም)
«የተከለከለ ክልክል» ይላሉ። يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾

23. ወደ ሰሩት ስራም እናስባለን። ከዚያም እንደ
ተበተነ ትቢያ እናደርገዋለን። وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ
هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴿٢٣﴾

24. የገነት ሰዎች በዚያ ቀን በመርጊያ የተሸሉ
በማረፊያም በጣም ያማሩ ናቸው። وَأَحْسَنَ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾

25. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ሰማይ
በደመና የምትቀደድበትንና መላእክትም መውረድን
የሚወርዱበትን ቀን አስታውስ። وَيَوْمَ تَشْهَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِّمْ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ
تَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾

26. እውነተኛው ንግስና በዚያ ቀን ለአር-ረሀማን
ብቻ ነው። በከሐዲያን ላይ አስቸጋሪ ቀን ነው። الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْخَلْقِ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى
الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾

27. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በዳይም «ዋ
ምኞቴ! ከመልዕክተኛው ጋር ቀጥተኛን መንገድ
ምነው ይዡ በሆነ፤ እያለ (በጸጸት) ሁለት እጆችን
የሚነክስበትን ቀን (አስታውስ)። وَيَوْمَ يَعْصُ الْأَعْيَالُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُقُولُ يَلَيْتَنِي
أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾

28. «ዋ ጥፋቴ! እገሌን በወዳጅነት ባልያዝኩ ኖሮ
እመኛለሁ። يَوَيْلَٰتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾

29. (የእምነት ቃል የሆነው) «ቁርአን ከመጣልኝ በኋላ
ከማስታወስ በእርግጥ አሳሳተኝ።» ይላል። ሰይጣንም
ለሰው አጋላጭ ነውና። لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾

30. መልዕክተኛዉም (ሙሐመድ) «ጌታይ ሆይ!
ሀዝባቸ ይህንን ቁርአን የተተወ ነገር አደረጉት።» አለ። وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا
الْفُرْقَانَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾

31. ልክ እንደዚሁም ለነብያቱ ሁሉ ከአመጸኞች የሆነ ጠላትን አድርገናል። መሪነትና ረዳትነት በጌታህ በቃ።
 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾

32. እነዚያ በአላህ የካዱ ሰዎችም «ቁርአንን በእርሱ ላይ ለምን በጠቅላላ በአንድ ጊዜ አልተወረደላችንም።»
 አሉ። ልክ እንደዚሁ በእርሱ ልብህን ልናረጋ (ከፋፍለን በተለያዩ አወረድነው)። ቀስ በቀስ መለያየትንም ለየነው።
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾

33. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በየትኛውም ጥያቄ አይመጡብህም እውነተኛውን መልስና መልካም ፍቺንም የምናመጣልህ ብንሆን እንጅ።
 وَلَا يَأْتُوكَ بِمِثْلٍ إِلَّا حِجَّتِكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

34. እነዚያ በፊቶቻቸው ላይ እየተጎተቱ ወደ ገሀነም የሚሰበሰቡት እነዚያ ስፍራቸው የከፋ መንገዳቸውም የጠመመ ናቸው።
 الَّذِينَ يُخَشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

35. በእርግጥም ለሙሳ መጽሐፍን ሰጠነው። ከእርሱም ጋር ወንድሙን ሃሩንን ረዳት አደረግንለት።
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

36. «ወደ እነዚያም በተዓምራታችን ወደ አስተባባሉት ህዝቦች ሂዱ።» አልናቸው። (አስዋጁቸውም) ማጥፋትንም አጠፋናቸው።
 فَجَلَلْنَا أَعْيُنَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْوَادِيَّ سَآءِلًا فَاصِلًا فَاصِلًا ﴿٣٦﴾

37. የኑህን ሰዎችም መልዕክተኞችን ባስተባባሉ ጊዜ አሰመጥናቸው። ለሰዎችም መገሰጫ አደረግናቸው፤ ለበደለኞችም አሳማሚን ቅጣት አዘጋጅተናል።
 وَقَوْمٌ نَّوْجٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَعْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾

38. ዓድንም፤ ሰሙድንም፤ የረስ ሰዎችንና በዚህ መካከል የነበሩትንም ብዙ የክፍለ ዘመናት ህዝቦችንም አጠፋን።
 وَعَادًا وَنَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾

39. ሁሉንም (ገሠጽን)። ለእነርሱ ምሳሌዎችን ገለጽን። ሁሉንም ማጥፋትን አጠፋናቸውም።
 وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾

40. በዚያችም ክፉ ዝናብን በተዘነበቸው ከተማ ላይ (የመካከተኛውን) በእርግጥ መጥተዋል። የሚያዩዋት አልነበሩምን? በእውነቱ መቀስቀስን የማይፈሩ ነበሩ።
 وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَىٰ الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا السَّوْءَ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾

41. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ባዩህም ጊዜ (እንዲህ) እያሉ መሳለቂያ እንጅ ሌላ አያደርጉህም። «ያ አላህ መልዕክተኛ እድርጎ የላከው ይህ ነውን?»
 وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهْدَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾

42. «እነሆ በእርሷ ላይ መታገሳችን (ጽናታችን) ባልነበረ ኖሮ ከአማልክቶቻችን ሊያሳስተን ቀርቦ ነበር።» ሲሉም ይሳለቃሉ። ወደ ፊትም ቅጣትን
 إِنَّ كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

በሚያዩ ጊዜ መንገድን በጣም የተሰሳተው ማን እንደ ሆነ በእርግጥ ያኔ ያውቃሉ::

43. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ፍላጎቱን አምላኩ አድርጎ የያዘን ሰው አየህን? አንተም በእርሱ ላይ ጠባቂ ትሆናለህን? **أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ٤٣**

44. ይልቁንም አብዛኛዎቻቸው የሚሰሙ ወይም የሚያውቁ መሆናቸውን ታስባለህን? እነርሱ እንደ እንስሳዎች እንጂ ሌላ አይደሉም:: ከቶውንም እነርሱ ከእንስሳዎች በባሰ መንገድን የተሰሳቱ ናቸው:: **أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ٤٤**

45. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ ጥላን እንዴት እንደ ዘረጋ አላየህምን? በሻም ኖሮ የረጋ ባደረገው ነበር:: ከዚያ ጸሐይን በእርሱ ላይ ምልክት አደረግን:: **أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَيْكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلْمَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٤٥**

46. ከዚያም ቀስ በቀስ ወደ እኛ ሰበሰብነው:: **ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ٤٦**

47. እርሱም ያ ለእናንተ ሌሊትን ልብስ እንቅልፍንም ማረፊያ ያደረገ:: ቀንንም መተኛ ያደረገላችሁ አምላክ ነው:: **وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ٤٧**

48. እርሱ (አላህ) ያ ንፋሶችን አብሳሪዎች ሲሆኑ ከዝናቡ በስተፊት የላከ ነው:: ከሰማይም አጥሪ ውሃን አወረድን:: **وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ٤٨**

49. በእርሱ የሞተችን ሀገር ህያው ልናደርግበት፤ ከፈጠረውም ፍጡር እንስሳዎችንና ብዙ ሰዎችንም ልናጠጣበት አወረድነው:: **لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا وَنُنْفِئَهُ مِمَّا خَلَفْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ٤٩**

50. ጸጋችንን ይገነዘቡም ዘንድ በመካከላቸው ከፋፈለው አበላለጥነውም:: ግን አብዛኛዎቹ ሰዎች ክህደትን እንጂ እንቢ አሉ:: **وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٥٠**

51. በሻንም ኖሮ በየከተማይቱ አስፈራሪን በላክን ነበር:: **وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ٥١**

52. ከሐዲያንን አትታዘዘቸው:: በእርሱም (በቁርአን) ታላቅን ትግል ታገላቸው:: **فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ٥٢**

53. እርሱ ያ ሁለትን ባህሮች አጎራብቶ የለቀቀ ነው:: አንዱ ጥም የሚቆርጥና ጥፋጭ ነው:: ሌላኛው ደግሞ የሚመረግግ ጭው ነው:: በመካከላቸውም ከመቀላቀል መላያንና የተከለለን ክልል ያደረገ ነው:: *** وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا ٥٣**

54. እርሱም ያ ከውሃ ሰውን የፈጠረ የዝምድናና የአማችም ባለቤት ያደረገው ነው:: ጌታህም ሁሉን ነገር ቻይ ነው:: **وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٤**

55. ከአላህ ሌላ የማይጠቅማቸውንና የማይጎዳቸውን አካል ይገዛሉ። ከሓዲ በጌታው ላይ (በማመጽ ለሰይጣን) ረዳት ነው።

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

56. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አብሳሪና አስፈራሪ አድርገን እንጂ አላክንህም።

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾

57. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በእርሱ ላይ ዋጋን በፍጹም አልጠይቃችሁም። ወደ ጌታው መልካም መንገድን ለመያዝ የሻ ሰው ይስራ።» በላቸው።

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مِنْ شَاءِ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

58. በዚያም በማይሞተው ህያው አምላክ ላይ ተመካ፤ ከማመስገንም ጋር አጥራው። የባሮቹን ኃጢአቶች ውስጥ በማወቅ በእርሱ በቃ።

وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۗ وَكَفَىٰ بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ ۖ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾

59. ያ ሰማያትንና ምድርን በመካከላቸው ያለውንም ሁሉ በስድስት ቀናት ውስጥ ብቻ የፈጠረ ነው። ከዚያም በዐርሹ ላይ ከፍ አለ። አር-ረሀማን ነው። ከእርሱም አዋቂን ጠይቅ።

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ الرَّحْمَنُ فَسَأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

60. ለእነርሱም «አር-ረሀማን ስገዱ።» በተባሉ ጊዜ «አር-ረሀማን ማን ነው? ለምታዘንና ለማናውቀው እንሰግዳለን እንዴ?» ይላሉ። ይህም መራቅን ጨመራቸው።¹

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾

61. ያ በሰማይ ቡሩጆችን ያደረገና በእርሷም አንጸባራቂን ጸሐይ አብራ ጨረቃንም የፈጠረ ጌታ ክብር በጣም ላቀ።

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾

62. እርሱም ያ ያመለጠውን ስራ ማስታወስን ለሚፈልግ ወይም ማመስገንን ለሚፈልግ ሌሊትንና ቀንን ተተካኪ ያደረገ ነው።

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لَمَنِ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾

63. የአር-ረሀማን ባሮች እነዚያ በምድር ላይ በዝግታ የሚሄዱት፤ ባለጌዎችም (በክፉ) ባነጋገሯቸው ጊዜ ሰላም የሚሉት ናቸው።

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

64. እነዚያም ለጌታቸው በግንባራቸው ተደፊዎችና ቋሚዎች (ሰጋጆች) ሆነው የሚያድሩት ናቸው።

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾

65. እነዚያም (እንዲህ) የሚሉት ናቸው። «ጌታችን ሆይ! የገሀነምን ቅጣት ከእኛ ላይ መልስልን ቅጣቷ የማይለይለቅ ነውና።

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۗ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

66. «እርሷ መርጊያና መቀመጫ ለመሆን ከፋች!» የሚሉት ናቸው።

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾

¹ እዚህ የንባብ ሱጁድ (ሱጁዱ ትላውህ) ይደረጋል።

67. እነዚያም በላገሱ ጊዜ የማያባክኑት የማይቆጥቡትም ናቸው። በዚህም መካከል ልግስናቸው ትክክለኛ የሆነ ነው።

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٧٧﴾

68. እነዚያም ከአላህ ጋር ሌላን አምላክ የማይገዙት፤ ያችንም አላህ እርም ያደርጋትን ነፍስ ያለ ህግ የማይገድሉ እና የማያመነዝሩት ናቸው። ይህንን የሚፈጽም ሰው ወንጀለኛ ይሆናል።

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴿٧٨﴾

69. በትንሳኤ ቀን ቅጣት ይደራረብበታል። በእርሱም ውስጥ የተዋረደ ሆኖ ዘልአለሙን ይኖራል።

يُضَعَّفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٧٩﴾

70. ተጸጽቶ የተመለሰና ያመነ መልካምንም የሰራ ሰው ብቻ ሲቀር እነዚያም አላህ መጥፎ ስራዎቻቸውን በመልካም ስራዎች ይለውጣል። አላህም እጅግ መሐሪና አዛኝ ነው።

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٨٠﴾

71. ተጸጽቶ የተመለሰና መልካምን ተግባር የሰራ እርሱ በአላህ ዘንድ የተወደደን መመለስ ወደ አላህ ይመለሳል።

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٨١﴾

72. እነዚያ በሐሰት የማይጣዱ፤ በውድቅ ቃል (ተናጋሪ) አጠገብም ባለፉ ጊዜ የተከበሩ ሆነው የሚያልፉ ናቸው።

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٨٢﴾

73. እነዚያም በጌታቸው አናቅጽ በተገሠዱ ጊዜ (የተረዱ ተቀባዮች ሆነው እንጂ) ደንቆሮዎችና እውሮች ሆነው በእርሷ ላይ የማይደፉት ናቸው።

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يُجِرُوا عَلَيْهَا سُوءًا وَعَمِينَاتًا ﴿٨٣﴾

74. እነዚያ «ጌታችን ሆይ! ከሚሰባቸውንና ከዘሮቻችን ለዓይኖች መርጊያን ለእኛ ስጠን፤ አላህን ለሚፈሩትም መሪ አድርገን።» የሚሉ ናቸው።

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٨٤﴾

75. እነዚያ በመታገሳቸው የገነትን ሰገነቶች ይመነዳሉ። በእርሷም ውስጥ ውዳሴንና ሰላምታን ይሰጣሉ።

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٨٥﴾

76. በእርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ሆነው (ይሰጣሉ)። መርጊያና መኖሪያይቱ ገነት አማረች።

خَلِيدِينَ فِيهَا حَسَنَتٌ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٨٦﴾

77. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ) «ጸሎታችሁ ባልነበረ ኖሮ ጌታዬ እናንተን ከምንም አይቆጥራችሁም ነበር። አስተባበላችሁ። እናም ወደ ፊት ቅጣት ያዣችሁ ይሆናል።» በላቸው።

قُلْ مَا يَعْبُؤُكُمْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٨٧﴾

ሱረቱ አሽ ሹዑራእ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ጣ፤ሲን፤ሚይም። طَسَمَ ①

2. እነዚህ ግልጽ የሆነው መጽሀፍ አናቅጽ ናቸው። بَلَدَكَ أَيْنَتْ أَلَكْتَبِ الْمُبِينِ ②

3. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከሐዲያን አማኞች ባለ መሆናቸው በቁጭት ነፍስህን እንዳታጠፋ ይፈራልሃል (ያሰጋል)። لَعَلَّكَ بِنَجْعِ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ③

4. ብንሻ ኖሮ በእነርሱ ላይ ከሰማይ ተዓምርን እናወርድና አንገቶቻቸው (መሪዎቻቸው) ለእርሷ ተዋራጆች እናደርጋለን። إِنْ نَشَأْ نُزَلِّ عَلَيْهِنَّ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ④

5. ከአር-ረሀማን ዘንድ አዲስ የተወረደ ተግሰፅ አይመጣላቸውም። ከእርሱ የሚሸሹ ቢሆኑ እንጂ። وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُجَدِّدٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ⑤

6. በእርግጥም አስተባበሉ። የዚያም በእርሱ ይሳለቁበት የነበሩት ወሬዎች ፍጻሜ ይመጣባቸዋል። فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِيَ يَسْتَهْزِءُونَ ⑥

7. ወደ ምድርም በውስጧ ከመልካም በቃይ ጎሳ ብዙን እንዳበቀልን አላዩምን። أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑦

8. በዚህ አስደናቂ ምልክት አለበት፤ አብዛኞቻቸውም ትክክለኛ አማኞች አልነበሩም። إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ⑧

9. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ በትክክል ሁሉን አሸናፊና አዛኝ ነው። وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑨

10. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህም ሙሳን «ወደ እነዚያ በደለኛ ህዝቦች ሂድ።» በማለት በጠራው ጊዜ የሆነውን አስታውስ። وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑩

11. «ወደ ፈርዖን ህዝቦች አላህን አይፈሩምን?» قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ⑪

12. ሙሳም «ጌታዬ ሆይ! እኔ ያስተባብሱኛል ብዬ እፈራለሁ።» قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ⑫

13. «ልቤም ይጠባል፤ ምላሴም ይንተባተባል። ስለዚህ ወደ ሃሩንም ላክ።» وَيَبْضِغُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ⑬

14. «በተጨማሪም ለእነርሱም በእኔ ላይ (ዋይም) ወንጀል አላቸው። ስለዚህ እንዳይገድሱኝም እፈራለሁ።» አለ። وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ⑭

15. አላህ አለ: «ተው! አይነኩህም ሁለታችሁም በተአምሮታችን ታጅባችሁ ሂዱ። እኛ ከናንተ ጋር ሁነን ሰሚዎች ነንና።»
 قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِبَايْتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾

16. «ወደ ፈርዖንም ሂዱና። በሉትም: «እኛ የዓለማት ጌታ መልዕክተኞች ነን።»
 فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

17. «የኢስራኢልን ልጆችም ከእኛ ጋር ልቀቅልን።» (በሉት)
 أَنْ أُرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾

18. ፈርዖንም አለ: «ልጅ ሆንህ በእኛ ውስጥ አላሳደግንህምን? በእኛ ውስጥም ከዕድሜህ ብዙ ዓመታትን አልተቀመጥክምን?
 قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلَيْدًا وَلَبِيدًا فَفِينَا مِمَّنْ عَمِرْنَا ﴿١٨﴾

19. «ያችን የሰራሃትን ስራስ አልሰራህምን? አንተ ከውለታ ቢሶች ነህ።» (አላ)።
 وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكِ الْآتِي فَفَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

20. ሙሳም አለ: «ያን ጊዜ እኔም ከተሰሳቱት ሆኜ ሰራኋት።»
 قَالَ فَعَلْتَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ ﴿٢٠﴾

21. «በፈራኋችሁም ጊዜ ከናንተ ሸሸሁ። ጌታዬም ለእኔ ጥበብን ሰጠኝ። ከመልዕክተኞችም አደረገኝ።»
 فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

22. «ይህችም የኢስራኢልን ልጆች ባሪያ በማድረግህ በእኔ ላይ የምትመጻድቅባት ጸጋ ናት።»
 وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾

23. ፈርዖን: «ሙሳ ሆይ! ላካኝ የምትለው የዓለማት ጌታ ምንድን ነው?» አለ።
 قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾

24. ሙሳ:- «የሰማያት የምድርና በመካከላቸውም ያለው ፍጡር ሁሉ ጌታ ነው። የምታረጋግጡ ብትሆኑ ነገሩ ይህ ነው።» አለው።
 قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾

25. ፈርዖንም ዙሪያውን ላሉት ሰዎች: «አትሰሙምን?» አለ።
 قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾

26. ሙሳ:- «ጌታችሁና የመጀመሪያዎቹ አባቶቻችሁም ጌታ ነው።» አለ።
 قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿٢٦﴾

27. ፈርዖን:- «ያ ወደ እናንተ የተላከው መልዕክተኞችሁ በእርግጥ ዕብድ ነው።» አለ።
 قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾

28. ሙሳ:- «(አላህ) የምስራቅና የምዕራብ በመካከላቸውም ያለው ነገር ሁሉ ጌታ ነው። ታውቁ እንደሆናችሁ (እመኑበት)።» አለ።
 قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا يَبْيَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

29. ፈርዖን: «ከእኔ ሌላ አምላክን ብትይዝ በእውነት ከእስረኞቹ አደርግላለሁ።» አለ።
 قَالَ لَنْ اتَّخَذتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾

30. ሙሳ:- «ግልጽ የሆነ አስረጅ ባመጣም እንኳን?»
 አለው። ﴿قَالَ أَوْلَوْ جِئْتِكَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾
31. ፊርዓውን «እንግዲያውስ ከእውነተኛች እንደሆንክ አስረጁን አምጣው።» አለ። ﴿قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ﴾
32. በትሩንም ጣለ። እርሷም ወዲያውኑ ግልጽ እባብ ሆነች። ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾
33. እጁንም አወጣ እርሷም ወዲያውኑ ለተመልካቾች ነጭ (የምታበራ) ሆነች። ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلتَّنظِيرِ﴾
34. ፈርዖንም በዙሪያው ላሉት መማክርት አለ። «ይህ በእርግጥ አዋቂ ድግምተኛ ነው።» ﴿قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنِّي نَاظِرٌ عَلَيْكُمْ فِى السَّمَآءِ﴾
35. «ከምድራችሁ በድግምት ሊያወጣችሁ ይፈልጋልና ምንን ታዘላችሁ?» አላቸው። ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾
36. እነርሱም አሉ። «እርሱንና ወንድሙን ወንድሙን አቆያቸው። ወደየከተሞቹ ሁሉ ሰብሳቢዎችን ላክ።» ﴿حٰشِرِيْنَ﴾
37. «በጣም አዋቂ ድግምተኞችን ሁሉ ያመጡልሃልና።» አሉ። ﴿يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ﴾
38. ድግምተኞችም በታወቀ ቀን ቀጠሮ ተሰበሰቡ። ﴿فَجَمِيعَ السَّحَرَةِ لَمِيقَتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ﴾
39. ለሰዎቹም ተባለ። «እናንተ ተሰብስባችኋልን?» ﴿وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُّجْتَمِعُونَ﴾
40. «ድግምተኞቹን እነርሱ አሸናፊዎች ቢሆኑ እንከተል ዘንድ» ተባለ። ﴿لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمْ الْغٰلِبِيْنَ﴾
41. ድግምተኞቹም በመጡ ጊዜ ለፈርዖን፡ «እኛ አሸናፊዎች ብንሆን ለእኛ ዋጋ አለን?» አሉት። ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِن لَّنَا أَجْرٌ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ﴾
42. እርሱም(ፈርዖን) «አዎን። እናንተ ያን ጊዜ እኔ ዘንድ ከባለሟሎቹ ትሆናላችሁ።» አላቸው። ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُفْرَبِيْنَ﴾
43. ሙሳ ለእነርሱ፡ «የምትጥሉትን ጣሉ።» አላቸው። ﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ اٱلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّقْتُونَ﴾
44. ገምዶቻቸውንና በትሮቻቸውንም ጣሉ። «በፈርዖንም ክብር ይሁንብን። እኛ በእርግጥ አሸናፊዎች ነን።» አሉ። ﴿إِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُونَ﴾
45. ሙሳም ብትሩን ጣለ። ወዲያውም እርሷ ለሚያስመስሉትን ሁሉ ትውጣላች። ﴿يَأْتِكُنَّ بِأَكْبَادٍ﴾
46. ከዚያም ድግምተኞቹ ሰጋጆች ሆነው ሱጁድ አይረጉ(ወረዱ)። ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجِدِيْنَ﴾
47. እነርሱም አሉ። «በዓለማት ጌታ አመንን።» ﴿قَالُوا ءَأَمَّا رَبِّى ٱلْعَلْمِيْنَ﴾
48. «በሙሳና በሃሩን ጌታ (አመንን)።» (አሉ) ﴿رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾

49. ፈርዖንም «ለእናንተ ሳልፈቅድላችሁ በፊት ለእርሱ አመናችሁን? እርሱ ያ ድግምትን ያስተማራችሁ ታላቃችሁ ነው። ወደፊትም በእርግጥ የሚያገኛችሁን ታውቃላችሁ። እጆቻችሁንና እግሮቻችሁን ቀኝና ግራን (በማናጋት) በማፈራረቅ እቆራረጣችኋለሁ። ሁላችሁንም እስቅላችኋለሁ።»
 أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾

50. እነርሱም አሉ፡- «ጉዳት የለብንም እኛ ወደ ጌታችን ተመለሻች ነን።
 قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

51. «እኛ የምዕምናን መጀመሪያ በመሆናችን ጌታችን ኃጢአቶቻችንን ለኛ ሊምር እንከጅላለን።»
 وَإِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا حَطْبَيْنَا أَوْ كَنَّا أَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾

52. ወደ ሙሳም «ባሮቼን ይዞህ ሌሊት ሂድ እናንተ የሚከተሏችሁ ናችሁና።» ስንል ላክን።
 * وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿٥٢﴾

53. ፈርዖንም በየከተሞቹ ሰብሳቢዎችን (እንዲህ ሲል) ላከ።
 فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾

54. «እነዚህ ጥቁቶቹ ቡድኖች ናቸው።
 إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾

55. «እነርሱም ለእኛ አስቆጬዎች ናቸው።
 وَإِنَّهُمْ لَنَا لِعَايُطُونَ ﴿٥٥﴾

56. «እኛም ብዙዎች ጥንቁቆች ነን።» አለ።
 وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٥٦﴾

57. አወጣናቸዉም፤ ከአትክልቶችና ከምንጮች።
 فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾

58. ከድልቦችም ከመልካም መቀመጫዎችም፤
 وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾

59. ልክ እንደዚሁ ለኢስራኢል ልጆች አወረሰናትም።
 كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾

60. ጸሐይዋ ስትወጣም ተከተሏቸው።
 فَأَتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾

61. ሁለቱ ቡድኖችም በተያዩ ጊዜ የሙሳ ዳዶች «እኛ (የፈርዖን ሰዎች) የሚደርሱብን ነን።» አሉ።
 فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُوكُمْ ﴿٦١﴾

62. ሙሳ «በፍፁም! ጌታዬ ከእኔ ጋር ነው። በእርግጥ ይመራኛል።» አለ።
 قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾

63. ወደ ሙሳም «ባህሩን በበትርህ ምታው።» ስንል ላክንበት። ከዚያ መታውና ተከፈለ፤ ክፍሉም ሁሉ እንደ ታላቅ ጋራ ሆነ።
 فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالظَّوُدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

64. እዚያም ዘንድ ሌሎችን አቀረብን።
 وَأَرْزَلْنَا تَمَّ الْأَخْرِينَ ﴿٦٤﴾

65. ሙሳንና ከእርሱ ጋር ያሉትንም ሰዎች ሁሉንም አዳን።
 وَأَخْبَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

66. ከዚያም ሌሎቹን አሰመጥን።
 ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْأَخْرِينَ ﴿٦٦﴾

67. በዚህ ውስጥ ታላቅ ተዐምር አለበት፤ እብዛሀሽቻቸውም ትክክለኛ አማኞች አልነበሩም።

፵፱

68. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ አላህ እርሱ አሸናፊና አዛኝ ነው።

፵፳

69. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በእነርሱም (በህዝቦችህ) ላይ የኢብራሂምን ወሬ አንብብላቸው።

፵፳፩

70. ለአባቱና ለህዝቦቹ «ምንን ትገዛላችሁ?» ባለ ጊዜ።

፵፳፪

71. «ጣኦታትን እንገዛለን። እርሷንም በመገዛት ላይ እንቆያለን።» አሉ።

፵፳፫

72. ኢብራሂም አለ፡- «በጠራችኋቸው ጊዜ ይሰሟችኋልን?»

፵፳፬

73. «ወይስ ይጠቅሟችኋልን? ወይስ ይጎዷችኋልን?»

፵፳፭

74. «የለም! ነገር ግን አባቶቻችን ልክ እንደዚሁ ሲሰሩ አገኘን(ና እኛም እነርሱን እንከተላለን።)» አሉት።

፵፳፮

75. እርሱም አለ፡ «ትገዙት የነበራችሁትን አስተዋላችሁን?»

፵፳፯

76. «እናንተም የቀድሞዎቹ አባቶቻችሁም እየተገዛችሁት ያለውን።»

፵፳፰

77. «እነርሱም ጠአቶቹ ለእኔ ጠላቶች ናቸው። የዓለማት ጌታ ብቻ ሲቀር። እርሱማ ወዳጄ ነው።»

፵፳፱

78. «እርሱ ያ የፈጠረኝ ነው። እርሱም ይመራኛል።»

፵፴፩

79. «ያም እርሱ የሚያበላኝና የሚያጠጣኝም ነው።»

፵፴፪

80. «በታመምኩም ጊዜ እርሱ ያሽረኛል።»

፵፴፫

81. «ያም የሚገድለኝ ከዚያም ሀያው የሚያደርገኝ ነው።»

፵፴፬

82. «ያም በፍርዱ ቀን ኃጢአቴን ሊምርልኝ የምከጅለው ነው።» (አለ)

፵፴፭

83. (ኢብራሂምም) «ጌታይ ሆይ! እውቀትን ስጠኝ በደጎቼም ሰዎች አስጠጋኝ።»

፵፴፮

84. «በኋለኞቼም ህዝቦች ውስጥ ለእኔ መልካም ዝናን አድርግልኝ።»

፵፴፯

85. «የጸጋይቱን ገነት ከሚወርሱትም ሰዎች አድርገኝ።»

፵፴፰

86. «ለአባቴም ኃጢአቴን ማር። እርሱ ከተሰሰቱት ነበርና።»

፵፴፱

- 87. «በሚቀሰቀሱበት ቀንም አታዋርደኝ።» وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾
- 88. «ገንዘብም ሆነ ልጆች በማይጠቅሙበት ቀን፤» يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾
- 89. «ወደ አላህ በንጹህ ልብ የመጣ ቢሆን አንጂ።» إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾
- 90. ገንትም ለጥንቁቆቹ በምትቀረብበት ቀን፤» وَأَزَلِمَتْ أَجْنَتُهُ لَلمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾
- 91. ገሀንምም ለጠማሞቹ በምትገለጽበት ቀን።» وَبَرَزَتْ أَجْحِيمٌ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾
- 92. ለእነርሱም «እነዚያ ትገዟቸው የነበራችሁት የትናቸው?» وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾
- 93. « ከአላህ ሌላ ሲሆኑ (ትገዟቸው የነበራችሁ) ይረዱዎቻችኋልን? ወይስ ለራሳቸው ይረዳሉን?» مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُم أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾
- 94. በውስጧም እነርሱና ጠማሞች በፊቶቻቸው ተጥለው ይንከባለላሉ።» فَكَبَّكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾
- 95. የሰይጣንም ሰራዊቶች መላውም ይጣላሉ።» وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾
- 96. እነርሱም በርሷ ውስጥ የሚከራከሩ ሆነው ይላሉ።» قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾
- 97. «በአላህ እንምላለን፤ እኛ በግልጽ መሳሰት ውስጥ ነብርን።» تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾
- 98. «በዓለማት ጌታ ባስተካከልናችሁ ጊዜ።» إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾
- 99. «አመጸኞቹም እንጅ ሌላ አላሳሳተንም።» وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾
- 100. «ከአማላጆችም ለኛ ምንም የለንም።» فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾
- 101. «አዛኝ ወዳጅም የለንም።» وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾
- 102. «ለእኛም አንዲት ጊዜ እንኳን የመመለስ እድል በኖረንና ከትክክለኛ አማኞች በሆን እንመኛለን።» فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾
- 103. በዚህ ውስጥ አስደናቂ ግሣጼ አለበት። إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾
አብዛሀኞቻቸውም ትክክለኛ አማኞች አልነበሩም።
- 104. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህም እርሱ በእርግጥ ሁሉን አሸናፊውና አዛኙ ነው።» وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾
- 105. የኑህ ህዝቦች መልዕክተኞችን አስተባበሉ።» كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾
- 106. ወንድማቸው ኑህ ለእነርሱ ባላቸው ጊዜ። إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾
«አትጠነቀቁምን?»
- 107. «እኔ ለእናንተ ታማኝ መልዕክተኛ ነኝ።» إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾
- 108. «አላህንም ፍሩ ታዘዙኝም።» فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٠٨﴾

109. «በእርሱም ላይ ምንም ዋጋ አልጠይቃችሁም። ሆኖም ከዓለማት ጌታ ብቻ እንጂ በሌላ ላይ አይደለም።»
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾

110. «አላህንም ፍሩ። ታዘዙኝም።»
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١١٠﴾

111. እነርሱም «ወራዶቹ ብቻ የተከተሉህ ሆነህ ለንተ እናምናለን?» አሉት።
* قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَالُونَ ﴿١١١﴾

112. እርሱም አላቸው፡- «ይሰሩት በነበሩት ነገር ምን ዕውቀት አለኝና?»
قَالَ وَمَا عَلِيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾

113. «ምርመራቸው በጌታዬ ላይ እንጅ በሌላ ላይ አይደለም። ብታውቁ ኖሮ ይህንን ትረዱት ነበር።»
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوِ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾

114. «እኔ አማኞችን አባራሪ አይደለሁም።»
وَمَا أَنَا بِظَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾

115. «እኔም እኮ ግልጽ አስፈራሪ እንጂ ሌላ አይደለሁም።» (አለ)
إِن أَنَا إِلَّا لَا تَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾

116. «ኑህ ሆይ! ከምትለው ባትከለክል በእርግጥ ከሚወገሩት ትሆናለህ።» አሉት።
قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ يَنْبُوحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾

117. እርሱም አለ፡- «ጌታዩ ሆይ! ሀዝቦቼ አስተባብሉኝ።»
قَالَ رَبِّ إِنْ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾

118. «በእኔና በእነርሱም መካከል ተገቢ ፍርድን ፍረድ። ከእነርሱ አድነኝም። ከእኔ ጋር ያሉትን አማኞችም አድን።»
فَأَفْتَحْ بَيْتِي وَيَبْنِهِمْ فَتَحًا وَنَجِّبِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

119. እርሱንም ሆነ ከእርሱ ጋር ያሉትን ሁሉ በተሞላው መርከብ ውስጥ አዳንን።
فَأَنْجِبْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾

120. ከዚያም በኋላ ቀሪዎቹን አሰመጥን።
ثُمَّ أَعْرِفْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾

121. በዚህ ውስጥ ታላቅ ግሣዴ አለበት፤ ከብዙሀኞቻቸውም ትክክለኛ አማኞች አልነበሩም።
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾

122. ጌታህም እርሱ በእርግጥ ሁሉን አሸናፊውና አዛኙ ነው።
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

123. ዓድ መልዕክተኞችን አስተባብላች፤
كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

124. ወንድማቸው ሁድ ለእነርሱ ባላቸው ጊዜ፡ «አትጠነቀቁምን?»
إِذْ قَالَ لَهُمُ أُخُوهُمْ هُوَذَا لَا تَقْفُونَ ﴿١٢٤﴾

125. «እኔ ለእናንተ ታማኝ መልዕክተኛ ነኝ።»
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾

126. «አላህን ብቻ ፍሩ ታዘዙኝም።»
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٢٦﴾

127. «በእርሱም ላይ ምንም ዋጋ አለምናችሁም። ሆኖም በዓለማት ጌታ ላይ ብቻ እንጂ በሌላ ላይ አይደለም።»
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾

128. «የምትጮወቱ ሆናችሁ በከፍተኛ ስፍራ ሁሉ ላይ ምልክት ትገነባላችሁን? أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾

129. «የውሃ ማጠራቀሚያዎችንና ህንፃዎችንም ለዘላለም መኖርን የምትከጅሉ ሆናችሁ ትሰራላችሁን? وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾

130. «በቀጣሪዎች ጊዜ ጩካኞች ሆናችሁ ትቀጣላችሁን? وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطْشَتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾

131. «አላህንም ፍሩ። ታዘዙኝም። فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٣١﴾

132. «ያንንም በምታውቁት ጾጋ ያጣቀማችሁን ጌታን (አላህን) ፍሩ። وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾

133. «በእንስሳዎችና በልጆችም ያጣቀማችሁ። أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنٍ ﴿١٣٣﴾

134. «በአትክልቶችና በምንጮችም ያጣቀማችሁን ጌታን (አላህን) ፍሩ። وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾

135. «እኔ በእናንተ ላይ የታላቅን ቀን ቅጣት እፈራለሁና።» إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾

136. እነርሱም አሉ: «ብትገስጹም ወይም ከገሳጮች ባትሆንም በእኛ ላይ እኩል ነው። قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾

137. «(ያለንበትን አንላቅም)። ይህ የፊተኞቹ ሰዎች መንገድ እንጂ ሌላ አይደለም። إِن هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوْلِيَيْنِ ﴿١٣٧﴾

138. «እኛም የምንቀጣ አይደለንም።» አሉ። وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٣٨﴾

139. አስተባባሎትም፤ አጠፋናቸዉም፤ በዚህም ውስጥ እርግጠኛ ግሣዴም አለበት። አብዛኞቻቸዉም ምዕምናን አልነበሩም። فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

140. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህም እርሱ በእርግጥ አሸናፊውና አዛኙ ነው። وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

141. የሰሙድ ህዝቦች መልዕክተኞችን አስተባባሉ። كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾

142. ወንድማቸው ሲሊህ ለእነርሱ ባላቸው ጊዜ: «አትጠነቀቁምን? إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾

143. «እኔ ለእናንተ ታማኝ መልዕክተኛ ነኝ። إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾

144. «አላህን ፍሩ ታዘዙኝም። فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٤٤﴾

145. «በእርሱም ላይ ምንም ዋጋ አልለምናችሁም። ዋጋዬ በዓለማት ጌታ ላይ ብቻ እንጂ በሌላ ላይ አይደለም። وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾

146. «በዚያ እዚህ ባለው ጾጋ ውስጥ የረከቸሁ ሆናችሁ ትቀራላችሁን? أَتُنْكِرُونَ فِي مَا هُمْنَا ءَامِنِينَ ﴿١٤٦﴾

147. «በአትክልቶችና በምንጮች ውስጥ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾

148. «በአዝመራዎችም ፍሬዋ የበሰለ በሆነች ዘንባባም ውስጥ ትቀራላችሁን? ﴿١٤٨﴾ وَزُرُوجَ وَنَخْلٍ طَلَعَهَا هَٰضِيمٌ ﴿١٤٨﴾

149. «ብልሆች ሆናችሁ ከጋራዎች ቤቶችንም ትጠርባላችሁ። ﴿١٤٩﴾ وَتَنجُثُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾

150. «አላህንም ፍሩ፤ ታዘዙኝም። ﴿١٥٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٥٠﴾

151. «የወሰን አላፊዎችንም ትዕዛዝ አትከተሉ። ﴿١٥١﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾

152. «የእነዚያን በምድር ላይ የሚያጠፋትንና የማያበጁትን (ትዕዛዝ አትከተሉ)።» (አለ) ﴿١٥٢﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾

153. እነርሱም አሉ: «አንተ በብዙ ከተደገመባቸው ሰዎች ብቻ ነህ። ﴿١٥٣﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾

154. «አንተ ብጤያችን ሰው እንጂ ሌላ አይደለህም። ከእውነተኞችም ከሆንክ ተወምርን አምጣ።» (አሉ) ﴿١٥٤﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ ﴿١٥٤﴾

155. እርሱም አለ: «ይህች ግመል ናት። ለእርሷ የመጠጥ ፋንታ አላት። ለእናንተም የታወቀ ቀን ፋንታ አላችሁ፤ ﴿١٥٥﴾ قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾

156. «በክፉም አትንኳት የታላቅ ቀን ቅጣት ይይዘችኋልና።» ﴿١٥٦﴾ وَلَا تَسْؤُهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾

157. ወጋትም። ወዲያው ተጸፃኞች ሆነው አነጉ። ﴿١٥٧﴾ فَعَقَّرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿١٥٧﴾

158. ቅጣትም ያዘቸው በዚህም ውስጥ አያሌ ግሣጼ አለበት። አብዛኞቻቸውም አማኞች አልነበሩም። ﴿١٥٨﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾

159. ጌታህም እርሱ በእርግጥ ሁሉን አሸናፊውና አዛኙ ነው። ﴿١٥٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾

160. የሉጥ ህዝቦች መልዕክተኞችን አስተባበሉ። ﴿١٦٠﴾ كَذَّبَتْ قَوْمٌ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾

161. ወንድማቸው ሉጥ ለእነርሱ ባለ ጊዜ: «አትጠነቀቁምን? ﴿١٦١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾

162. «እኔ ለእናንተ ታማኝ መልዕክተኛ ነኝ። ﴿١٦٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾

163. «አላህንም ፍሩ ታዘዙኝም። ﴿١٦٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٦٣﴾

164. «በእርሱም ላይ ምንም ዋጋ አለምናችሁም። ዋጋዬ በዓለማት ጌታ ላይ እንጅ በሌላ ላይ አይደለም። ﴿١٦٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾

165. «ከዓለማት ሰዎች መካከል የተለየ ወንዶችን ትገናኛላችሁን? ﴿١٦٥﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾

166. «ከሚስቶቻችሁም ጌታችሁ ለእናንተ የፈጠረላችሁን ትተዋላችሁን? በእውነት እናንተ ወሰን አላፊዎች ህዝቦች ናችሁ።» (አለ) ﴿١٦٦﴾ وَتَذُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

167. እነርሱም አሉ: «ሉጥ ሆይ! ከዚህ ነገርህ ባትከለክል በእርግጥ በሀይል ከአገር ከሚወጡት ትሆናለህ።»
قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ يَلْبُوطٌ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾

168. እርሱም አለ: «እኔ ስራችሁን ከሚጠሉት ሰዎች አንዱ ነኝ።»
قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾

169. «ጌታዬ ሆይ! እኔንም ሆነ ቤተሰቦቼን እኒህ ህዝቦች ከሚሰሩት ስራ ቅጣት አድነን።»
رَبِّ نَجْنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾

170. እርሱንም ሆነ ቤተሰቦቹንም በጠቅላላ አዳንናቸው።
فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾

171. በቀሪዎቹ ውስጥ የሆነች አሮጊት ስተቀር (እርሷ ግን ጠፋች)።
إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾

172. ከዚያም ሌሎቹን አጠፋን።
ثُمَّ دَمَّرْنَا الْأَخْيَرِينَ ﴿١٧٢﴾

173. በእነርሱም ላይ የድንጋይን ዝናብን ጠፍቶ ለሀይል ለሀይል አደገው። የተስፋራሪዎችም ዝናብ ከፋ።
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٧٣﴾

174. በዚህ ውስጥ አስደናቂ ተዐምር አለበት። አብዛኛዎቻቸውም ምዕምናን አልነበሩም።
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾

175. ጌታህ እርሱ አሸናፊውና አዛኙ ነው።
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

176. የአይካ ሰዎች መልዕክተኞችን አስተባበሉ።
كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾

177. ወንድማቸው ሹዑይብ ለእነርሱ ባላቸው ጊዜ: «አትጠነቀቁምን?»
إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

178. «እኔ ለእናንተ ታማኝ መልዕክተኛ ነኝ።»
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾

179. «አላህን ፍሩ፤ ታዘዙኝም።»
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٧٩﴾

180. «በእርሱም ላይ ምንም ዋጋ አልጠይቃችሁም፤ ለሌሎች ግን ግንባታ ላይ ለሌላ ላይ አይደለም።»
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾

181. «ስፍርንም ሙሉ። ከአጎዳዮችም አትሁኑ።»
*أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾

182. «በትክክለኛ ሚዛንም መዝኑ።»
وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْتَقِيمَ ﴿١٨٢﴾

183. «ሰዎችንም ነገሮቻቸውን አታጉድሉባቸው። ለሌሎች ግን ግንባታ ላይ ለሌላ ላይ አይደለም።»
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

184. «ያንንም የፈጠራችሁን የቀድሞዎቹንም ፍጡሮች የፈጠረውን ፍሩ።» (ባለ ጊዜ የሆነውን ለሌሎች ግን ግንባታ ላይ ለሌላ ላይ አይደለም።)
وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبِيلَةَ الْأُولِينَ ﴿١٨٤﴾

185. እነርሱም አሉ: «ሹዑይብ ሆይ! አንተ በብዛት ከተደገመባቸው ሰዎች አንዱ ነህ።»
قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾

186. «አንተም ብጤያችን ሰው እንጂ ሌላ አይደለህም። እነሆ ከውሸታዎች ነህ ብለን እንጠረጥርሃለን፤

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِينَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٨٦﴾

187. «ከእውነተኛዎችም እንደሆንክ በእኛ ላይ ከሰማይ ቁራጭን ጣልብን።» (አሉ)

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٨٧﴾

188. «ጌታዬ የምትሰሩትን ሁሉ አዋቂ ነው።»

قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٨﴾

189. አስተባባሉትም የጥላይቱ ቀን ቅጣትም የቀረቀው፤ እርሱ የከባድ ቀን ቅጣት ነበርና።

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَّوْمَ الظُّلَّةِ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٨٩﴾

190. በዚህ ውስጥ አስደናቂ ተዐምር አለበት። አብዛዛቸዎቹም አማኞች አልነበሩም።

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّاَيِّهَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٠﴾

191. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህም እርሱ በእርግጥ አሸናፊውንና አዛኙ ነው።

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٩١﴾

192. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እርሱም (ቁርኣን) በእርግጥ ከዓለማት ጌታ የተወረደ ነው።

وَإِنَّهٗ وَلِتَنْزِيْلٍ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٩٢﴾

193. እርሱን ታማኙ መንፈስ ጂብሪል አወረደው።

نَزَلَ بِهٖ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿١٩٣﴾

194. ከአስፈራሪዎች ነብያት ትሆን ዘንድ በልብህ ላይ አወረደው፤

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنذِرِيْنَ ﴿١٩٤﴾

195. ግልጽ በሆነ ዐረብኛ ቋንቋ፤ (አወረደው)

بِلِسٰنٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿١٩٥﴾

196. እርሱም (ቁርኣን) በቀድሞዎቹ መጽሐፍት ውስጥ የተወሰነ ነው።

وَإِنَّهٗ وَلِىُّ رُزِيْقٍ اَلْوٰلِيْنَ ﴿١٩٦﴾

197. የኢስራኢል ልጆች ሊቃውንት የሚያውቁት መሆኑ ለእነርሱ (ለመካ ከሐዲያን) ምልክት አይሆናቸውም?

اَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اٰيَةٌ اَنْ يَعْلَمَهُ عَلَمَتْهُ اَبْنٰى اِسْرَءِيْلَ ﴿١٩٧﴾

198. ከአዕጆሞች ባንዱ ላይ ባወረደውም ኖሮ

وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ﴿١٩٨﴾

199. በእነርሱ ላይ ቢያነበውም በእርሱ አማኞች አይሆኑም ነበር።

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖءَ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٩﴾

200. እንደዚሁ ማስተባበልን በተንኮላኞች ልቦች ውስጥ አስገባነው።

كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِى قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٠٠﴾

201. አሳማሚ ቅጣትን እስከሚያዩ ድረስ በእርሱ አያምኑም።

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖءَ حَتّٰى يَرَوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٢٠١﴾

202. እነርሱ የሚያውቁ ሲሆኑ ቅጣቱ ድንገት እስከሚመጣባቸውም ድረስ (አያምኑም)።

فِيَاۤتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾

203. በመጣባቸው ጊዜ፡ «እኛ የምንቆይ ነን?» እስከሚሉም (አያምኑም)።

فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

204. በቅጣታችን ያቻኩላሉን?

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٢٠٤﴾

205. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አየህን? ገዙ ዓመታትን ብናጣቅማቸው። أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾

206. ከዚያም ያ ይስፈራራበት የነበሩት ቢመጣባቸው ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾

207. ይጣቀሙበት የነበሩት ሁሉ ከእነርሱ ምንም አያብቃቃቸውም። مَا أَعْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴿٢٠٧﴾

208. አንዲትንም ከተማ ለእርሷ አስፈራሪዎች ያሏት (እና ያስተባባለች) ሆና እንጂ አላጠፋንም። وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾

209. ይህች ግሣዬ ናት። በዳዮችም አልነበርንም። ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾

210. ሰይጣናትም እርሱን ቁርኣንን አላወረዱትም። وَمَا تَنْزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾

211. ለእነርሱም አይገባቸውም፤ አይችሉምም። وَمَا يَتَّبِعِي لَهُمْ وَمَا يَسْتِطِيعُونَ ﴿٢١١﴾

212. እነርሱ የመላዕክትን ንግግር ከመስማት የተከለከሉ ናቸው። إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَرُونَ ﴿٢١٢﴾

213. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከአላህም ታር ሌላን አምላክ አትገዝ። ከሚቀጡት ትሆናለህና። فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾

214. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ቅርቦች ዘመዶችህንም አስጠንቅቅ። وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

215. (ሙሐመድ ሆይ!) ከምዕምናንም ለተከተሉህ ሰዎች ክንፍህን ዝቅ አድርግ ልዝብ ሁን። وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

216. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እንቢ ካሉህ «እኔ ከምትሰሩት ወንጀል ሁሉ ንዱህ ነኝ።» በላቸው። فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾

217. (ሙሐመድ ሆይ!) አሸናፊና አዛኝ በሆነው ጌታህ ላይም ተጠጋ። وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾

218. በዚያ ለሰላት በምትቆም ጊዜ በሚያይህ። الَّذِي يَرِنَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾

219. በሰጋጆች ውስጥ መዘዋወርህንም (በሚያየው ጌታህ ላይ ተጠጋ።) وَتَقَلُّبِكَ فِي السُّجُودِ ﴿٢١٩﴾

220. እነሆ እርሱ (አላህ) ሁሉ ሰሚና ሁሉን አዋቂ ነውና። إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

221. ሰይጣናት በማን ላይ እንደሚወርዱ ልንገራችሁን? هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَّلَ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾

222. በውሽታም ኃጢአተኛ ሁሉ ላይ ይወርዳሉ። نَزَّلَ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾

223. የሰሙትን ወደ ጠንቁቶች ይጥላሉ። አብዛኞቻቸውም ውሽታዎች ናቸው። يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾

224. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ባለ ቅኔዎችንም ጠማማዎች ይከተሏቸዋል።

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾

225. እነርሱ (በንግግር) ሸለቆ ሁሉ የሚዋልሉ መሆናቸውን አታይምን?

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾

226. እነርሱም የማይሰሩትን ነገር የሚናገሩ መሆናቸውን አታይምን።

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾

227. እነዚያ ያመኑና መልካም ስራዎችን የሰሩ አላህን በብዛት ያወሱ ከተበደሉም በኋላ (በቅኔ) የተከላከሉ ሲቀሩ፤ (እነርሱ አይወቀሱም)። እነዚያም የበደሉ ከሞቱ በኋላ እንዴት ያለን መመለስ እንደሚመለሱ በእርግጥ ያውቃሉ።

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

ሱረቱ አን ነምል

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. ጣ፤ ሲን፤ ይህ ከቁርአኑና ከገላጭ መጽሐፍ አናቅጽ ነው።

طَسَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١﴾

2. ለምዕምናን መሪና ብስራት ነው።

هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

3. ለእነዚያ ሰላትን ለሚሰግዱት፤ ዘካንም ለሚሰጡ፤ እነርሱም በመጨረሻይቱ ሕይወት እነርሱ የሚያረጋግጡ ለሆኑት።

الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾

4. እነዚያ በመጨረሻይቱ ዓለም የማያምኑት ለእነርሱ ክፉ ሥራዎቻቸውን ሸለምንላቸው። ስለዚህ እነርሱ ይዋልላሉ።

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾

5. እነርሱ እነዚያ ክፉ ቅጣት ያላባቸው ናቸው። እነርሱም በመጨረሻይቱ ዓለም እነርሱ በጣም ከከሰሪዎቹ ናቸው።

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخْسَرُونَ ﴿٥﴾

6. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተም ቁርአንን ጥበበኛና አዋቂ ከሆነው ጌታህ ዘንድ በእርግጥ ትስሰጣለህ።

وَإِنَّكَ لَلتَّالِي الْقُرْءَانَ مِنَ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾

7. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ሙሳ ለቤተሰቦቹ «እኔ እሳትን አየሁ ከእርሷ ወሬን አመጣለችኋለሁ፤ ወይም ትሞቁ ዘንድ የተለኮሰ ችቦን አመጣለችኋለሁ» ባለ ጊዜ የሆነውን አውሳላቸው።

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۖ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَايَاتِكُمْ بِشَهَابٍ فَبِئْسَ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾

8. በመጣትም ጊዜ እንዲህ በማለት ተጠራ። «በእሳቲቱ ያለው ሰውና በዙሪያዋ ያሉም ሰዎች ሁሉ ተባረኩ። የዓለማትም ጌታ አላህ ጥራት ይገባው።

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٨﴾

9. «ሙሶ ሆይ! እነሆ እኔ አሸናፊውና ጥበበኛው (አምላክህ) አላህ ነኝ።

يَمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾

10. «በትርጉም ጣል» (ተባለና ጣለም)። እርሷ እንደ ትንሽ እባብ በፍጥነት ስትስለስለስ ባያትም ጊዜ ፊቱን አዙሮ ሸሸ። አልተመለሰምም። «ሙሶ ሆይ! አትፍራ። መልዕክተኞች እኔ ዘንድ ፈጽሞ አይፈሩም።

وَأَلْقَىٰ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا لَّمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىٰ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾

11. «ግን የበደለ ሰው ከዚያም ከመጥፎ ሥራው በኋላ መልካምን የለወጠ እኔ መሓሪ፤ አዛኝ ነኝ።

إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾

12. «እኛህንም በአንገትየህ ውስጥ አስገባ ያለ ነውር (ወይም ያለ ለምጽ) ነጭ ሆና ትወጣላችና በዘጠኝ ታዐምራት ወደ ፈርዖንና ወደ ሕዝቦቹ ሂድ እነርሱ አመጸኞች ህዝቦች ናቸውና።»

وَأَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِثْلَ بَيْضَاءِ سُوَّىٰ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾

13. ተዓምራታችንም ግልጽ ሆና በመጣቻቸው ጊዜ «ይህ ግልጽ ድግምት ነው።» አሉ።

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

14. ነፍሶቻቸውም ያረጋገጧት ሲሆኑ ለበደልና ለኩራት በእርሷ ካዱ። የአበላሾችም ፍጻሜ እንዴት እንደነበረ ተመልከት።

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

15. ለዳውድና ለሱለይማንም እውቀትን በእርግጥ ሰጠናቸው። «ምስጋና ሁሉ አአላህ ለዚያ ከአማኞች ባሮቹ በብዙዎቹ ላይ ላበለጠን ይገባው።» አሉም።

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

16. ሱለይማንም ዳውድን ወረሰ። አለም «ሰዎች ሆይ የበራሪን ንግግር (የወፍን ቋንቋ) ተስተማርን ከነገሩም ሁሉ ተሰጠን ይህ እርሱ በእርግጥ ግልጽ የሆነ ችሮታ ነው።»

وَوَرَّثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمَنَا مِثْقَالِ الذَّرِيرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَضَىٰ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

17. ለሱለይማንም ከአጋንንት ከሰዉም ከበራሪም የሆኑት ሰራዊቶቹ ተሰበሰቡ። እነርሱም ይከመከማሉ።

وَخَشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجَبِّ وَالْإِنْسِ وَالظَّلِيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾

18. በጉንዳንም ሸለቆ በመጡ ጊዜ አንዲት ጉንዳን፡- «እናንተ ጉንዳኖች ሆይ! ወደ መኖሪያዎቻችሁ ግቡ። ሱለይማንና ሰራዊቱ እነርሱ የማያውቁ ሲሆኑ እንዳይሰባብሯችሁ።» አላች።

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ التَّمَلِّ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَا أَيُّهَا التَّمَلُّ أَدْخُلُوا مَسَكِنَتَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

19. ከንግግርዋም እየሰቀ ጥርሱን ፈገግ አደረገ። «ጌታዬ ሆይ! ያኛን በእኔና በወላጆቼ ላይ የለገሰካትን ጸጋህን እንዳመሰግን የምትወደውንም በጎ ሥራ

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ

وَلَيْدَىٰ وَأَنْ أَعْمَلَٰ صَلِيحًا تَرَضُّهُ وَأَدْخِلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١١﴾
እንደሠራ ምራጅ፤ በችሮታህም በመልካሞቹ ባሮችህ ውስጥ አስገባኝ።» አለ።

20. በራሪዎቹንም ተመለከተ። ከዚያ «ሁድሁድን ለምን አላየሁትም! በእውነት ከራቁት ነበርን?»
كُلَّ مَنَ الْعَائِيَيْنِ ﴿٢٠﴾

21. «ብርቱን ቅጣት በእርግጥ እቀጣለሁ። ወይም በእርግጥ አርደዋለሁ። ወይም ግልጽ የሆነ አስረጅን ያቀርብልኛል።» አለ።
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾

22. (ሁድሁድ የተባለው ወፍ) እሩቅ ያልሆነንም ጊዜ ቆየ። ከዚያም አለ «ያለወቅከውን ነገር አወቅኩ ከሰበእም እርግጠኛን ወሬ አመጣሁልሁ።»
فَمَكَتْ عَيْرٌ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَّتْ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ وَوَجَّهْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبِيٍّ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾

23. «እኔ የምትገዛቸው የሆነችን ሴት ከነገሩም ሁሉ የተሰጠችን አገኘሁ። ለእርሷም ታላቅ ዙፋን አላት።»
إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

24. «እርስዎንም ሕዝቦችዎንም ከአላህ ሌላ ለጸሐይ ሲሰግዱ አገኘኋቸው። ሰይጣንም ለእነርሱ ሥራዎቻቸውን ሸልሞላቸዋል። ከእውነተኛውም መንገድ አግዷቸዋል። ስለዚህ እነርሱ ወደ እውነት አይመሩም።»
وَجَدْتُهُمَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَرَبَّيْنَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

25. «ለዚያም በሰማያትና በምድር ውስጥ የተደበቀውን ለሚያወጣው የምትሸሽጉትንና የምትገልጹትንም ሁሉ ለሚያውቀው አላህ እንዳይሰግዱ ሰይጣን አግዷቸዋል።»
أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾

26. «አላህ ከእርሱ ሌላ አምላክ የለም። የታላቁ ዐርሽ ጌታ ነው።» (አለ) ¹
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

27. ሱለይማንም አለ፡- «እውነት እንደ ተናገርክ * قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٢٧﴾ ወይም ከውሸታሞቹ እንደሆነክ ወደ ፊት እናያለን።»

28. «ይህንን ደብዳቤዬን ይዘህ ሂድ። ወደ እነርሱም ጣለው ከዚያ ከእነርሱ ዘወር በልና ምን እንደሚመልሱም ተመልከት።»
أَذْهَبَ بِكِتٰبِي هٰذَا فَأَلْقَهٗ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

29. እርሷም በደረሰት ጊዜ አላች፡- «እናንተ መማክርቶች ሆይ! እኔ ክብር ያለው ጽሑፍ ወደ እኔ ተጣለ።»
قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوٓأ إِنِّي لَآتِيٰكُم بِكِتٰبٍ كَرِيمٍ ﴿٢٩﴾

30. «እርሱ ከሱለይማን ነው። እርሱም በአላህ ስም * قَالَ إِنَّهُ مِن سُلَيْمٰن وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው።»

¹ እዚህ የንባብ ሱጁድ (ሱጁዱ ትላውህ) ይደረጋል።

31. «በእኔ ላይ አትኩሩ። ታዘዥኸኛም ሆናችሁ ወደ እኔ ኑ» የሚል ነው።»

أَلَا تَعْلَمُونَ عَنِّي وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾

32. «እናንተ መማክሮቶች ሆይ! በነገሬ የሚበጀውን ንገሩኝ እስከምትነግሩኝ ድረስ አንድንም ነገር ቆራጭ አይደለሁምና» አለች።

قَالَتْ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾

33. «እኛ የሃይል ባለቤቶች የብርቱ ጦርም ባለቤቶች ነን። ግን ትዕዛዙ ከወደ አንቺ ብቻ ነው። ምን እንደምታዝዥንም አስተውይ» አሏት።

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأَوْلُوا بِبَاسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ لِلَّيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

34. እርሷም አለች፡- «ንጉሶች ከተማን በሃይል በገቡበት ጊዜ ያበላሷታል የተከበሩ ሰዎቿንም ወራዶች ያደርጋሉ። ልክ እንደዚሁ ነው የሚያደርጉት።»

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا آذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾

35. «እኔም ወደ እነርሱ ገጸበረከትን የምልክና መልዕክተኞቹ በምን እንደሚመልሱ የምጠበቅ ነኝ።»

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

36. መልዕክተኛው ሱላይማንን በመጣውም ጊዜ አለ፡- «በገንዘብ ትረዱኛላችሁን? አላህም የሰጠን ከሰጣችሁ የበለጠ ነው። ይልቁንም እናንተ በገጸበረከታችሁ ትደሰታላችሁ።»

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَّ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُم بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

37. «ወደ እነርሱ ተመለስ። ለእነርሱም በእርሷ ችሎታ በሌላቸው ሰራዊት እንመጣቸዋለን። ከእርሷም እነርሱ የተዋረዱ ሆነው በእርግጥ እናወጣቸዋለን።» አለ።

أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾

38. «እናንተ መኪንንቶች ሆይ! ሙስሊሞች ሆነው ወደ እኔ ሳይመጡ በፊት ዙፋኗን የሚያመጣልኝ ማንኛችሁ ነው?» አለ።

قَالَ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾

39. ከጋኔን ሃይለኛው «ከችሎትህ ከመነሳትህ በፊት እኔ እርሱን አመጣልሃለሁ። እኔም በእርሱ ላይ ብርቱ ታማኝ ነኝ።» አለ።

قَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

40. ያ እርሱ ዘንድ ከመጽሐፉ ጥልቅ ዕውቀት ያለው ሰው «የተገለጸው ዓይንህ ወደ አንተ ከመመለሱ በፊት እኔ እርሱን አመጣልሃለሁ።» አለ። እንደዚሁም አደረገ። እርሱ ዘንድ ረግቶ በየወጪም ጊዜ «ይህ ከጌታዬ ችሮታ ነው። የማመሰግን ወይም የምክድ መሆኔን ሊሞክረኝ ችረልኝ። አላህን ያመሰገነ ሁሉ የሚያመሰግነው ለራሱ ነው። አላህን የካደም ሰው ሁሉ ጌታዬ ከእርሱ ተብቃቂ፤ ችሮ ነው።» አለ።

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ءَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ عَنِّي كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

41. «ተፋኗን ለእርሷ አሳስቱ ታውቀው እንደሆነ ወይም ከእነዚያ ከማያውቁት ትሆን እንደሆነ እናያለን።» አላቸው።

قَالَ تَكْرُؤًا لَهَا عَزَّهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾

42. በመጣችም ጊዜ፡- «ተፋንሽ እንደዚህ ነውን?» ተባለች «እርሱ ልክ እርሱን ነው የመሰለኝ።» አላች። ሱለይማንም አለ፡ «ከእርሷ በፊትም እውቀትን ተሰጠን። ሙስሊሞችም ነበርን።»

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَزَّكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾

43. «ከአላህ ሌላ ትገዛው የነበረችውንም ከለከላት። እርሷ ከከተሚያን ሕዝቦች ነበረችና።»

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾

44. «ሕንጻውን ግቢ።» ተባለች። ባየችዉም ጊዜ ባህር ነው ብላ ጠረጠረችው። ከባቶቿም ገለጠች። «እርሱ ከመስተዋት የተለሰለሰ ህንጻ ነው።» አሏት። «ጌታዬ ሆይ! እኔ ነፍሴን በደልኩ ከሱለይማንም ጋር ሆኜ ለዓለማት ጌታ ለአላህ ታዘዝኩኝ።» አላች።

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

45. ወደ ሰሙድም ወንድማቸውን ሲሊህን አላህን ተገዙ በማለት በእርግጥ ላክነው። ወዲያዉም እነርሱ የሚነታረኩ ሁለት ቡድኖች ሆኑ።

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾

46. «ሕዝቦቼ ሆይ! ከመልካሙ በፊት በክፉው ቅጣትን አምጣብን በማለት ለምን ታስቸኩላላችሁ ይታዘንላችሁ ዘንድ አላህን ምህረትን አትለምኑምን?» አላቸው።

قَالَ يَنْقُومُ لِمَ تَسْتَعِجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾

47. «ባንተና ካንተም ጋር ባሉት ሰዎች ምክንያት ገደ ቢሰች ሆንን።» አሉት። «ገደ ቢስነታችሁ አላህ ዘንድ ነው። ይልቁንም እናንተ የምትፈተኑ ህዝቦች ናችሁ።» አላቸው።

قَالُوا أَظَلَّيْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ ظَلَيْكُمُ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾

48. በከተማይቱም ውስጥ ምድርን የሚያበላሹና የማያሳምሩ ዘጠኝ ሰዎች ነበሩ።

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾

49. ዘጠኞቹም «እርሱንና ቤተሰቦቹን ሌሊት እንግዳልና ከዚያም ለዘመዱ የቤተሰቦቹን መገደል አላየንም። እኛም እውነተኞች ነን ልንል በአላህ እንማማል።» አሉ።

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾

50. ተንኮልንም መከሩ። እነርሱም የማያውቁ ሲሆኑ በተንኮላቸው ምክንያት አጠፋናቸው።

وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾

51. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የተንኮላቸውም መጨረሻ እንዴት እንደ ነበረ እኛ

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾

እነርሱንም ሕዝቦቻቸውንም በሙሉ እንዴት እንዳጠፋናቸው ተመልከት።

52. እንዲሁም በበደላቸው ምክንያት ባደዎች ሲሆኑ እንዲሁም ቤቶቻቸው ናቸው። በዚህም ውስጥ ለሚያውቁ ህዝቦች ሁሉ አስደናቂ ተዐምር አለበት።

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾

53. እነዚያንም ያመኑትንና ከክህደት ይጠነቀቁ የነበሩትን አዳንን።

وَأَخْبَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

54. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ሉጥንም ለህዝቦቹ ባለ ጊዜ (አስታውስ)። «እናንተ የምታዩ ስትሆኑ መጥፎን ነገር ትሠራላችሁን?

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَنَاحَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾

55. «እናንተ ከሴቶች አልፋችሁ ወንዶችን ለመከጀል ትመጣላችሁን? በእውነቱ እናንተ የምትሰሩ ህዝቦች ናችሁ።»

أَيُنْكِمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

56. የህዝቦቹም መልስ «የሉጥን ቤተሰቦች ከከተማችሁ አውጡ። እነርሱ የሚጥራሩ ሰዎች ናቸውና።» ማለት እንጂ ሌላ አልነበረም።

*فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَّبِعُونَ ﴿٥٦﴾

57. እርሱንና ቤተሰቦቹንም አዳንን። ሚስቱ ብቻ ስትቀር። እርሷም በጥፋቱ ውስጥ ከቀሪዎቹ አደረግናት።

فَأَخْبَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ فَدَرَكَتْهَا مِنَ الْعَدْرِينِ ﴿٥٧﴾

58. በእነርሱም ላይ የድንጋይ ዝናብን አዘነብንባቸው። የተስፋራራዎቹም የቅጣት ዝናብ ከፋ።

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾

59. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!)፡- «ምስጋና ሁሉ ለአላህ ይገባው። በእነዚያም በመረጣቸው ባሮቹ ላይ ሁልጊዜም ሰላም ይውረድ። አላህ በላጭ ነውን? ወይስ ያ በእርሱ የሚያገሩት ጣዖት?» በል።

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ؕ ؕ ؕ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا يَشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

60. ወይስ ያ ሰማያትንና ምድርን የፈጠረና ከሰማይም ለእናንተ ውሃን ያወረደው ማን ሆነና? በእርሱም ባለ ውበት የሆኑትን የታጠሩ አትክልቶችን ዛፍዋን ልታበቅሉ ለእናንተ ችሎታ ሳይኖራችሁ እኛ ብቻችንን አበቀልን። ከአላህ ጋር ሌላ አምላክ አለን? (የላም) ግን እነርሱ ከእውነት የሚያዘነብሉ ህዝቦች ናቸው።

أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ بَاهٍ حَدَائِقِ ذَاتِ بَهْجَةٍ مِمَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُثْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ ؕ ؕ أَلَمْ يَخْلُقْ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾

61. ወይስ ምድርን መርጊያ ያደረገና በመካከሏም ወንዞችን ያደረገ ለእርሷም ጋራዎችን ያደረገ በጣፋጭና በጨዋማው በሁለቱ ባህሮችም መካከል ግርዶን ያደረገ ማን ሆነና? ከአላህ ጋር ሌላ አምላክ አለን? ግን አብዛኞቻቸው አያውቁም።

أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ ؕ ؕ أَلَمْ يَخْلُقْ اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

62. ወይስ ችግረኛን በለመነው ጊዜ የሚቀበል መከራንም የሚያስወግድ በምድርም ላይ ምትከች የሚደርጋችሁ ማን ሆነና? ከአላህ ጋር ሌላ ትክክለኛ አምላክ አለን? ጥቂትንም አትገሰዱም።

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَأَلَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٢﴾

63. ወይስ በየብስና በባህር ጨለማዎች ውስጥ የሚመራችሁ ንፋሶችንም ከዝናቡ በፊት አብሳሪ ሆነው የሚልክ ማን ሆነና? ከአላህ ጋር ሌላ ትክክለኛ አምላክ አለን? አላህ በእርሱ ከሚያጋሯቸው ነገሮች ሁሉ ላቀ።

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَأَلَّهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

64. ወይስ መፍጠርን የሚጀምር ከዚያም የሚመልሰው፤ ከሰማይና ከምድርም ሲሰይን የሚሰጣችሁ አምላክ ማን ሆነና? ከአላህ ጋር ሌላ ትክክለኛ አምላክ አለን? እውነተኛች እንደሆናችሁ አስረጃችሁን አምጡ በላቸው።

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَأَلَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾

65. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ ሩቅን ምስጢር አያውቅም። አላህ ግን ያውቀዋል። መቼ እንደሚቀሰቀሱም አያውቁም።» በላቸው።

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٣٥﴾

66. በእውነት የመጨረሻይቱን ዓለም ሁኔታ ማወቃቸው ተሟላን? አይደለም። እነርሱ ከእርሷ በመጠራጠር ውስጥ ናቸው። በእውነትም እነርሱ ከእርሷ እውሮች ናቸው።

بَلْ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٣٦﴾

67. እነዚያም በአላህ የካዱት አሉ፡- «እኛም አባቶቻችንም ዐፈር በሆንን ጊዜ እንደ ገና ከመቃብር የምንወጣ ነን?»

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّءَابَاؤُنَا أَنِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٣٧﴾

68. «ይህንን እኛም ሆነ ከእኛ በፊትም የነበሩት አባቶቻችን በእርግጥ ተቀጥረንበታል። ይህ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ተረቶች እንጂ ሌላ አይደለም።» አሉ።

لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَّءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

69. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በምድር ላይ ሂዱ የአመጸኞችም መጨረሻ እንዴት እንደነበረ ተመልክቱ።» በላቸው።

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٣٩﴾

70. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በእነርሱም ላይ አትዘን። ከሚመክሩብህም ነገር በጭንቀት ውስጥ አትሁን።

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٤٠﴾

71. «እውነተኛች እንደሆናችሁ ይህ ቀጠሮ መቼ ነው?» ይላሉ።

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤١﴾

72. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «የዚያ የምትቻኮሉበት ከፊሉ ለእናንተ የቀረበ መሆኑ ተረጋግጧል።» በላቸው።
 فَلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدْفَ لَكُمْ بَعْضُ
 الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾

73. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህም በሰዎች ላይ በእርግጥ የችሮታ ባለቤት ነው። ግን አብዛኛዎቻቸው አያመሰግኑም።
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ
 أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

74. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህም ልቦቻቸው የሚደብቁትንና የሚገልጹትን ያውቃል።
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا
 يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾

75. በሰማይም ሆነ በምድር ውስጥ ምንም የተደበቀ ነገር የለም። ገላጭ በሆነው መጽሐፍ ውስጥ ያለ ቢሆን እንጂ።
 وَمَا مِنْ غَابِيَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي
 كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾

76. ይህ ቁርአን እነዚያ የኢስራኢል ልጆች እንርሱ በእርሱ ላይ የሚለዩበትን ጉዳይ አብዛኛውን ይነግራል።
 إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّلُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾

77. እርሱም ለአማኞች ብቸኛ መምሪያና እዝነት ነው።
 وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

78. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ በመካከላቸው በትክክል ፍርድ ይፈርዳል፤ እርሱም ሁሉን አሸናፊውና አዋቂው ነው።
 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾

79. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በአላህም ላይ ተጠጋ። አንተ ግልጽ በሆነው እውነት ላይ ነህ።
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

80. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተ ሙታንን አታሰማም። ደንቆሮዎችንም የሚተው ሆነው በዘሩ ጊዜ ጥሪን አታሰማም።
 إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الضَّمَمَ
 الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾

81. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተም ልብ ዕውሮችን ከጥመታቸው አቅኚ አይደለህም። እነዚያን በአናቅጾችን በትክክል የሚያምኑትን እንጂ አታሰማም። እነርሱ ፍጹም ታዘዦች (ሙስሊሞች) ናቸውና።
 وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُغْيَىٰ عَنِ صَلَاتِهِمْ ۗ إِنَّ
 تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

82. በእነርሱም ላይ የቅጣት ቃሉ በተረጋገጠ ጊዜ ሰዎቹ በአናቅጾችን የማያረጋግጡ እንደነበሩ የምትነግራቸውን እንስሳ ለእነርሱ ከምድር እናወጣላቸዋለን።
 * وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً
 مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا
 بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

83. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነርሱም ሁሉ በአናቅጽ የሚያስተባብሉትን ቡድኖች የምንሰበስብበትን ቀን አስታውስ። እነርሱም ይከመከማሉ።
 وَيَوْمَ نَخْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مَّمَّنَ يُكَدِّبُ
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾

84. በመጡም ጊዜ (አላህ) ይላቸዋል: «በአንቀጾቼ እርሷን በማወቅ ያላዳረሳችሁ ስትሆኑ አስተባባላችሁን? ወይስ ምንን ትሰሩ ነበራችሁ?» ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ وَقَالَ أَكَدَّبْتُم بِآيَاتِي وَمَلَّمْتُمْ بِهَا عِلْمًا عَمَدًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

85. በመበደላቸውም ምክኒያት በእነርሱ ላይ ቃሉ ይፈጸምባቸዋል:: እነርሱም አይናገሩም:: ﴿يَنْطِفُونَ ﴿٨٥﴾

86. እኛ ሌሊትን በእርሱ ውስጥ እንደሚያርፉበት ቀንንም የሚያሳይ እንዳደረግን አያዩምን? ለሚያምኑ ሕዝቦች በዚህ ውስጥ አያሌ ተዓምራት አሉበት:: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلِيلَ لِيَمْسِكُونَا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

87. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በቀንዳም በሚነፋ ቀን በሰማያት ውስጥ ያሉትና በምድርም ውስጥ ያሉት ሁሉ አላህ የሻው ነገር ብቻ ሲቀር በሚደነግጡ ጊዜ የሚሆነውን አስታውስ:: ሁሉም የተናነሱ ሆነውም ወደ እርሱ ይመጣሉ:: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنَرَعُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾

88. ጋራዎችንም እርሷ እንደ ደመና አስተላለፍ የምታልፍ ስትሆን የቆመች ናት ብላህ የምታስባት ሆና ታያለህ፤ የዚያን ነገሩን ሁሉ ያጠነከረውን የአላህን ጥበብ ተመልከት:: እርሱ በምትሠሩት ሁሉ ውስጥ አዋቂ ነው:: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي الْأَذَى أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

89. መልካም ሥራን የሰራ ለእርሱ ከእርሷ የበለጠ ምንዳ አለው:: እነርሱም በዚያ ቀን ከድንጋጤ ነፃ ናቸው:: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّمَّهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾

90. መጥፎንም የሰሩ ፊቶቻቸው በእሳት ውስጥ ይደፋሉ:: «ትሠሩት የነበራችሁትን እንጂ አትመነዳም» ይበላሉ:: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

91. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ! በላቸው:) «የታዘዘኩት የዚህችን አገር የመካን ጌታ ያንን ክልክል ያደረጋትንም አላህን እንድንዝብ ብቻ ነው:: ነገሩም ሁሉ የእርሱ ነው:: ከሙስሊሞችም እንድሆን ታዝዣለሁ:: ﴿إِنَّمَا أَمِِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمِِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

92. «ቁርአንንም እንዳነብ ታዝዣለሁ:: በቀጥተኛው መንገድ የተመራ ሁሉ የሚመራው ለራሱ ብቻ ነው:: የተሳሳተም እኔ ከአስፈራሪዎች ነኝ እንጂ ሌላ አይደለሁም::» በላቸው:: ﴿وَأَنْ أَتَلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أِهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدَىٰ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾

93. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ምስጋናም ሁሉ ለአላህ ብቻ ነው:: ተአምራቱን ወደ ፊት ያሳያችኋል:: ታውቋታላችሁም::» በላቸው:: ጌታህ ከምትሠሩት ነገር ሁሉ ዘንጊ አይደለም:: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ عَائِيَّتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

ሱረቱ አል ቀሰስ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ጧ፤ ሲን፤ ሚም፤ طسّم ①

2. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚህ አናቅጽ ገላጭ ከሆነው መጽሐፍ አናቅጽ ናቸው:: تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ②

3. ከሙሳና ከፈርዖን ዜና ለሚያምኑ ህዝቦች ሁሉ ባንተ ላይ እናነባለን:: تَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَحْنِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ③

4. ፈርዖን በምድር ላይ ተንባጣረረ:: ነዋሪዎቹንም የተከፋፈሉ ጓዶች አደረጋቸው:: ከእነርሱም ቡድኖችን ያዳክማል:: ወንዶች ልጆቻቸውን በብዛት ያርዳል:: ሴቶቻቸውንም ይተዋል፤ እርሱ ከሚያበላሹት ሰዎች ነበርና:: إِنَّ فِي فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ ④

5. በእነዚያ በምድር ውስጥ በተጨቆኑት ህዝቦች ላይ ልንለግስና መሪዎችም ልናደርጋቸው ወራሾችም ልናደርጋቸው እንሻለን:: وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ⑤

6. ለእነርሱም በምድር ላይ ልናስመቸ ፈርዖንን፤ ሃማንንና ሰራዊቶቻቸውንም ከእነርሱ ይፈሩት የነበሩትን ነገር ልናሳያቸው እንሻለን:: وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ⑥

7. ወደ ሙሳም እናት “አጥቢው፤ በእርሱም ላይ በፈራሽ ጊዜ በባህሩ ውስጥ ጣይው፤ አትፍሪም:: አትዘኝም:: እኛ ወዳንቺ መላሾቹና ከመልእክተኞቹም አድራጊዎቹ ነንና” ማለትን አመለከትን (አወረድን):: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فِإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ قَالَتْ فِي الْمِيمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ⑦

8. የፈርዖን ቤተሰቦችም መጨረሻው ለእነርሱ ጠላት ሐዘንም ይሆን ዘንድ አነሱት:: ፈርዖንና ሃማንም ሰራዊቶቻቸውም ኃጢአተኞች ነበሩ:: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خٰطِئِينَ ⑧

9. የፈርዖንም ሚስት “ለእኔም ሆነ ላንተ የዓይኖችን መርጊያ ነው:: አትግደሉት:: ሊጠቅመን ወይም ልጅ ልናደርገው ይከጀላልና” አላች:: እነርሱም ፍጻሜውን የማያውቁ ሆነው (አነሱት):: وَقَالَتْ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْشُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑨

10. የሙሳም እናት ልብ ባዶ ሆነ:: ከምእምናን ትሆን ዘንድ በልቧ ላይ ባላጠነከርን ኖሮ ልትገልጸው ቀርባ ነበር:: وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِحًا إِنَّ كَادَتْ لِثُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِئَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑩

11. ለእህቱም “ተከታተይው” አለቻት። (እርሱንም) *وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهٖ فَصَبْرَتْ بِهٖ عَن*
 እነርሱ የማያውቁ ሲሆኑ በርቅ ሆና አየችው፤ *جُنُبٍ وَهَمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾*

12. ወደ እናቱ ከመመለሱ በፊትም አጥቢዎችን
 መጥባትን በእርሱ ላይ እርም አደረግን። እህቱም **وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ*
 “ለእናንተ የሚያሳድግላችሁን እነርሱም ለእርሱ ቅን *هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ*
 አገልጋዮች የሆኑን ቤተሰቦች ለመልክታችሁን?” *لَكُمْ وَهَمْ لَهُمْ نَصِصُونَ ﴿١٢﴾*
 አለችም።

13. ወደ እናቱም ዓይደ እንድትረጋ እንዳታዝንም
 የአላህም የተስፋ ቃል እርግጥ መሆኑን እንድታውቅ
 መለስነው። ግን አብዛኛቸው አያውቁም። *فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ*
وَلِنَعْلَمَ أَن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلِنَكِّنَ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

14. ብርታቱንም በደረሰና በተስተካከለ ጊዜ
 ጥበብንና እውቀትን ሰጠነው፤ ልክ እንደዚሁም
 መልካም ሰሪዎችን እንመነዳለን። *وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ؕ آتَيْنَاهُ حُكْمًا*
وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

15. ሙሳ ከተማይቱንም ሰዎቹ በዝንጋቴ ላይ ሆነው
 ሳሉ ገባ። በእርሷም ውስጥ የሚጋደሉን ሁለት ሰዎች
 አገኘ። ይህ (አንዱ) ከወገኑ ነው፤ ይህ (ሌላው) ደግሞ
 ከጠላቱ ነው፤ ያ ከወገኑ የሆነው ሰው በዚያ ከጣላት
 በሆነው ሰው ላይ እርዳታን ጠየቀው። ሙሳም
 በጡጫ መታው። ገደለውም። “ይህ ከሰይጣን ስራ
 ነው። እርሱ ግልጽ አሣሣች ጠላት ነውና” አለ። *وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ عُقْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا*
فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن
شِيعَتِيهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَعْتَبَهُ الَّذِي
مِن شِيعَتِيهِ عَلَىٰ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ
مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالِ هَٰذَا مِن هَٰذَا مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

16. “ጌታዬ ሆይ! እኔ ነፍሴን በደልኩ ለኔም ማር” አለ
 ለርሱም ምህረት አደረገለት። እርሱ መሓሪና አዛኝ
 ነውና። *قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ*
لَهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾

17. “ጌታዬ ሆይ! በእኔ ላይ በመለገስህ ይሁንብኝ
 (ከስህተቱ እጸጸታለሁ)። ለአመጸኞችም ፈጽሞ ረዳት
 አልሆንም” አለ። *قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا*
لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

18. በከተማይቱም ውስጥ ፈሪና የሚጠባበቅ ሆኖ
 አደረ። በንጋቱም ያ ትላንት እርዳታን የጠየቀው ሰው
 በጩኸት እርዳታን ይጠይቀዋል። ሙሳም ለእርሱ፡-
 “አንተ በእርግጥ ግልጽ ጠማማ ነህ” አለው። *فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي*
أَسْتَضْرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَضْرَهُهُ قَالَ لَهُ
مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعَوِيُّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾

19. ሙሳ ያንን እርሱ ለሁለቱም ጠላት የሆነው ሰው
 በኃይል ሊይዘው በፈለገም ጊዜ “ሙሳ ሆይ
 በትላንትናው ቀን ነፍስን እንደ ገደልክ ልትገድለኝ
 ትፈልጋለህን? በምድር ላይ ጩካኝ መሆንን እንጂ ሌላ
 አትፈልግም ከመልካም ሰሪዎች መሆንን
 አትፈልግም” አለው። *فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ*
لَّهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا
قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۗ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ
تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

20. ከከተማይቱም ዳርቻ አንድ ሰው እየሮጠ መጣ “ሙሳ ሆይ! ሹማምንቶቹ ሊገድሉህ ባንተ ይመካከራሉና ውጣ እኔ ለንተ ከመካሪዎች ነኝና” አለው።

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْأَمْلَآءَ يَأْتِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾

21. የፈራና የሚጠባበቅ ሆኖም ከእርሷ ወጣ። “ጌታዬ ሆይ! ከበደለኞች ህዝቦች አድነኝ” አለ።

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِبًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

22. ወደ መድየን አቅጣጫ ፊቱን ባዘረ ጊዜም “ጌታዬ ቀጥተኛውን መንገድ ሊመራኝ እከጅላለሁ” አለ።

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾

23. ወደ መድየንም ውሃ በመጣ ጊዜ እርሱ ላይ ከሰዎች ቡድኖችን መንጋዎቻቸውን የሚያጠጡ ሆነው አገኘ። ከእነርሱ በታችም ከውሃው መንገታቸውን የሚከለክሉ ሁለት ሴቶች ልጆችን አገኘ። “ነገራችሁ ምንድን ነው?” አላቸው። “እረኞች ሁሉ መንጋዎቻቸውን እስከሚመልሱ አናጠጣም። አባታችንም ትልቅ ሽማግሌ ነው።” አሉት።

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْعَىٰ حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأُبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

24. ለሁለቱም አጠጣላቸው ከዚያ ወደ ጥላው ዘወር አለና “ጌታዬ ሆይ! እኔ ከመልካም ነገር ወደ እኔ ለምታወርደው ፈላጊ ነኝ” አለ።

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

25. ከሁለቱ አንደኛይቱም ከሀፍረት ጋር የምትሄድ ሆና ወደ እርሱ መጣች፤ “አባቴ ለእኛ ያጠጣህልንን ዋጋ ሊሰጥህ ይጠራሃል” አላችው፤ ወደ እርሱ በመጣና ወሬውን በእርሱ ላይ በተረከለትም ጊዜ “አትፍራ። ከበደለኞች ህዝቦች ድነሃል” አለው።

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

26. ከሁለቱ አንደኛይቱም “አባቴ ሆይ ቅጠረው ከቀጠረከው ሰው ሁሉ በላጩ፤ ብርቱው፤ ታማኙ ነውና” አላችው።

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

27. “ስምንትን ዓመታት ልታገለግለኝ እኔ ከእነዚህ ሁለት ሴቶች ልጆቼ አንዲቷን ላጋባህ እሻለሁ፤ ዐስርን ብትሞላም ከንተ ነው። ባንተ ላይ ማስቸገርንም አልሻም። አላህ የሻ እንደሆነ ከመልካም ሰዎች ሆኜ ታገኘኛለሁ” አለው።

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنَ ثَمَرَةٍ حَرْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

28. ሙሳም "ይህ ውለታ በእኔና ባንተ መካከል ረገ ነው። ከሁለት ጊዜያቶች ማንኛውንም ብፈጽም በእኔ ላይ ወሰን ማለፍ የለም። አላህ በምንለው ላይ ሁሉ ምስክር ነው" አለ።

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ فَضَيِّتْ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

29. ሙሳም ጊዜውን በጨረሰና ከቤተሰቦቹ ጋር በሄደ ጊዜ ከጡር ተራራ ጎን እሳትን አየ። ለቤተሰቡም “እዚህ ቆይ። እኔ እሳትን አየሁ። ከእርሷ አጠገብ ወሬ ወይም ትሞቁ ዘንድ ከእሳት ትንታግን (ቸቦን) አመጣላችኋለሁ” አለ።

﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلَيَّ ۖ آتَيْتُكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

30. ወደ እርሷ በመጣም ጊዜ ከሸለቆው ቀኝ ዳርቻ ከዛፊቱ በኩል በተባረከችው ስፍራ ውስጥ “ሙሳ ሆይ! እኔ የዓለማት ጌታ አላህ ነኝ” በማለት ተጠራ።

﴿فَلَمَّا أَتَتْهَا نُودِيَ مِنَ شَاطِئِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾

31. “ብትርህንም ጣል” ተባለ። እንደ ትንሽ እባብ ስትስለከለክ ባያትም ጊዜ ወደ ኋላ ዞሮ ሸሸ። አልተመለሰምም፤ ተባለም፡ “ሙሳ ሆይ! ተመለስ አትፍራም፤ አንተ ከጥብቆቹ ነህና

﴿وَأَنْ أَلْقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا ۖ وَلَمْ يَعْقِبْ يَمُوسَىٰ أَقْبَلْ وَلَا تَخَفْ ۗ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾

32. “እጅህን በአንገትጌህ ውስጥ አስግባ። ያለ ነውር ነጭ ሆና ትወጣላችና፤ ክንፍህንም ከፍርሃት ለመዳን ወደ አንተ አጣብቅ። እነዚህም ከጌታህ የሆኑ ወደ ፈርዖንና ወደ መኪንቶች የሚደርሱ ሁለት አስረጅዎቻችሁ ናቸው። እነርሱ አመጣኞች ህዝቦች ነበሩና።”

﴿أَسَلْتُكَ يَدَاكَ فِي جَيْبِكَ ۖ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَنِكَ بُرْهَانَنَا مِنْ رَبِّكَ ۖ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾

33. ሙሳ አለ፡ “ጌታይ ሆይ! እኔ ከእነርሱ ነፍስን ገድያለሁ ስለዚህ እንዳይገሉኝ እፈራለሁ።”

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾

34. “ወንድሜንም ሃሩን እርሱ ምላሱ ከእኔ የተባ (የተሻለ) ነው። እውነተኛነቴንም የሚያረጋግጥልኝ ረዳት ሆኖ ከእኔ ጋር ላከው እኔ ሊያስተባብሉኝ እፈራለሁና።”

﴿وَأُخَىٰ هَارُونَ هُوَ أَفْضَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْتُهُ مَعِيَ ۖ رَدَعًا يَصْدَفُنِي ۗ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

35. (አላህም)፡- “ጡንቻህን በወንድምህ በእርግጥ እናበረታለን። ለሁለታችሁም ስልጣንን እናደርጋለን። ወደ እናንተም በመጥፎ አይደርሱም። በታዓምራታችን ሂዱ። እናንተና የተከተላችሁ ሁሉ አሸናፊዎቻችሁ ናችሁ” አላቸው።

﴿قَالَ سَتَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا ۖ أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾

36. ሙሳም ተዓምራቶቻችንም ግልጽ ሆነው በመጣባቸው ጊዜ “ይህ የተቀጠፈ ድግምት እንጅ ሌላ አይደለም። ይህንንም በመጀመሪያዎቻችሁ አባቶቻችን ውስጥ አልሰማንም” አሉ።

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّقْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾

37. ሙሳም “ጌታይ ከእርሱ ዘንድ በቀጥታው መንገድ የመጣውን ምስጋኒትም አገር ለእርሱ የምትሆንለትን ሰው አዋቂ ነው። እነሆ በደለሻችሁ አይድኑም” አለ።

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِيهِ ۖ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾

38. ፈርዖንም “እናንተ ቡድኖች ሆይ! ከእኔ ሌላ ለእናንተ አምላክን ምንም አላውቅም። ሃማን ሆይ! ጭቃ ለእኔ አቃጥልልኝ። ጡብ ስራልኝ። ለእኔም ከፍተኛ ህንጻን ስራልኝ። ወደ ሙሳ አምላክ ልወጣ እከጅላለሁና። እኔም ከውሸታዎች መሆኑን እጠረጥረዋለሁ” አለ።

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْنَمُنْ عَلَى الظَّنِّ فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِي مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾

39. እርሱም ሰራዊቶቹም በምድር ላይ ያለ አግባብ ከሩ። እነርሱም ወደእኛ የማይመለሱ መሆናቸውን ጠረጠሩ።

وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

40. እርሱንም ሰራዊቱንም በጥብቅ ያዝናቸው። በባህርም ውስጥ ጣልናቸው። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የቦይለኞች መጨረሻም እንዴት እንደነበረ ተመልከት።

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

41. ወደ እሳት የሚጠሩ መሪዎችም አደረግናቸው። በትንሳኤም ቀን አይረዱም።

وَجَعَلْنَاهُمْ أَهْمَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

42. በዚችም በቅርቢቱ ዓለም ውስጥ እርግማንን አስከተልናቸው። በትንሳኤም ቀን እነርሱ ከሚባረሩት ናቸው።

وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

43. የፊተኞቹን የክፍለ ዘመናት ህዝቦችንም ከአጠፋን በኋላ ለሰዎች የልብ ብርሃን መሪም እዝነትም ሲሆን ይገሠዱ ዘንድ ለሙሳ መጽሐፉን በእርግጥ ሰጠው።

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

44. ወደ ሙሳም ትዕዛዝን ባወረድንለት ጊዜ ከተራራው በምዕራባዊው ጎን አልነበርክም። ከተጣዱትም አልነበርክም።

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾

45. እኛ ግን ከእርሱ ኋላ አያሌ የክፍለ ዘመናትን ሰዎች አስገኘን። በእነርሱም ላይ ዕድሜዎች ተራዘሙ። በመድየንም ሰዎች ውስጥ ተቀማጭና በእነርሱ ላይ አናቅጻችንን የምታነብ አልነበርክም። እኛ ግን ላኪዎችህ ሆንን።

وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾

46. በጠራነዉም ጊዜ በጡሩ (ጋራ) ጎን አልነበርክም፤ ግን ካንተ በፊት ምንም አስፈራሪ ያልመጣባቸውን ህዝቦች ታስፈራራ ዘንድ ከጌታህ በሆነ ችሮታ ላክንህ ሊገሠዱ ይከጅላልና።

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِمَّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

47. እጆቻቸዉም ባሳለፉት ምክንያት መከራ የምትነካቸውና “ጌታችን ሆይ! አናቅጽህን እንድንከተል ከትክክለኛ አማኞችም እንድንሆን ወደ እኛ መልዕክተኛን አትልክም ኖሯልን? ይህ ሁሉ የሚሉ ባልሆኑ ኖሮ” አንልክም ነበር።

وَلَوْلَا أَنْ نُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً يَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا

رَسُولًا فَتَتَّبِعْ آيَاتِكَ وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

48. እውነቱም ከኛ ዘንድ በመጣላቸው ጊዜ “ለሙሳ የተሰጠው ብጩ አይሰጠውም ኖሯልን?” አሉ፤ ከዚህ በፊት ሙሳ በተሰጠው አልካዲምን? “ሁለት የተረዳዱ ድግምቶች ናቸው። እኛ በሁሉም ከሐዲያን ነን” አሉ።
وَقَالُوا إِنَّا بِكَلِّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾

49. “ከአላህ ዘንድ የሆነን መጽሐፍ እርሱ ከሁለቱም ይበልጥ ቅን የሆነን አምጡ፤ እውነተኞች እንደ ሆናችሁ ብታመጡት እከተለዋለሁ” በላቸው።
قُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾

50. እሺ ባይሉህም የሚከተሉት ዝንባሌዎቻቸውን ብቻ መሆኑን ዕውቅ፤ ከአላህም የሆነ መምሪያ ሳይኖረው ዝንባሌውን ብቻ ከተከተለ ይበልጥ የጠመመ አንድም የለም፤ አላህ በደላኞች ህዝቦችን አይመራም።
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَعِيرٌ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

51. ይገሠዱም ዘንድ ቃልን (ቁርአንን በያይነቱ) ለእነርሱ በእርግጥ አስከታተልን።
* وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

52. እነዚያም ከእርሱ በፊት መጽሐፍን የሰጠናቸው እነርሱ በእርሱ ያምናሉ።
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

53. በእነርሱ ላይ በሚነበብላቸውም ጊዜ «በእርሱ አምነናል። እርሱ ከጌታችን የሆነ እውነት ነው እኛ ከእርሱ በፊት ሙስሊሞች ነበርን።» ይላሉ።
وَإِذَا يُنَادِي عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَأَمَّا بِهِ ؕ إِنَّهُ لَخَبِيرٌ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

54. እነዚያ በመታገሳቸው ምክኒያት ዋጋቸውን ሁለት ጊዜ ይሰጣሉ። ክፍውንም ነገር በበጎ ምግባር ይገፈትራሉ፤ ከሰጠናቸውም ሲሳይ ይለግሳሉ።
أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ الْسَيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾

55. ውድቅንም ቃል በሰሙ ጊዜ ከእርሱ ይርቃሉ። «እኛ ስራዎቻችን አሉን። ለእናንተም ስራዎቻችሁ አሉላችሁ። ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን ባለጌዎችን አንፈልግም።» ይላሉ።
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

56. አንተ የወደድከውን ሰው ፈጽሞ አታቀናም። ግን አላህ የሚሻውን ሰው ያቀናል። እርሱም ቅኖቹን አዋቂ ነው።
إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

57. «ከንተ ጋር ቅንን መንገድ ብንከተል ከምድራችን እንባረራለን።» አሉም። ከእኛ ዘንድ የተሰጠ ሲሳይ ሲሆን የነገሩ ሁሉ ፍሬዎች ወደ እርሱ የሚሄዱበትን
وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَنَا نَحْطَفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نَمُكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَأَمِنَّا يُجْحَىٰ

إِلَيْهِ تَمَرَّتْ كُلُّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾
 ጸጥተኛ ክልል (መካን) እነርሱ አላስመቸናቸውም? ግን አብዛኞቻቸው አያውቁም።

58. ከከተማም ኑሮዋን ምሽትዋን የካደችን ከተማ
 ያጠፋናት ብዙ ናት፤ እነዚህም ከእነርሱ በኋላ ጥቂት
 ጊዜ እንጂ ያልተኖረባቸው ሲሆኑ መኖሪያዎቻቸው
 ናቸው። እኛም ከእነርሱ ወራሾች ነበርን።
 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا
 فَتِلْكَ مَسْكَنُهُمْ لَمَ نُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا
 قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

59. ጌታህም ከተሞችን በዋናዋ ከተማ ውስጥ
 አናቅጧችንን በእነርሱ ላይ የሚያነብ መልዕክተኛን
 እስከሚልክ ድረስ አጥፊ አልነበረም። ከተሞችንም
 ባለቤቶቻቸው በዳዮች ሆነው እንጂ አጥፊዎች
 አልነበረንም።
 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي
 أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا
 مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

60. ሰዎች ሆይ! በማንኛውም ነገር የተሰጣችሁት
 የቅርባቱ ሂደወት ጥቅምና ጌጣ ጌጥ ነው። አላህ
 ዘንድ ያለውም ምንዳ በጣም በላጭና ዘውታሪ ነው።
 አታውቁም?
 وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
 وَرَزَقْنٰهَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقٰى أَفَلَا
 تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

61. መልካምን ተስፋ ቃል የገባንላትና እርሱም
 አግኝው የሆነ ሰው የቅርባቱን ህይወት ጥቅም
 እንዳስመቸነውና ከዚያ እርሱ በትንሳኤ ቀን ለእሳት
 ከሚቀረቡት እንደ ሆነው ሰው ነው?
 أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدَا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ
 مَّتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ
 الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

62. (አላህ) የሚጠራባቸውንና «እነዚያ ተጋሪዎቼ
 ትሏቸው የነበራችሁት የት ናቸው?» የሚልበትን ቀን
 (አስታውስ)።
 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ
 كُنْتُمْ تُزْعِمُونَ ﴿٦٢﴾

63. እነዚያ በእነርሱ ላይ ቅጣቱ የተረጋገጠባቸው
 ይላሉ «ጌታችን ሆይ እነዚህ እነዚያ ያጠመምናቸው
 ናቸው፤ እንደጠመምን አጠመምናቸው (ከእነርሱ)
 ወደ አንተ ተጥራራን። እኛን ይገዙ አልነበሩም።»
 قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ
 الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا
 إِلَيْكَ مَا كُنَّا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾

64. «ለአላህ የምታጋጅቸውንም ጥሩ» ይባላሉ።
 ይጠሩዋቸዋልም ግን ለእነርሱ አይመልሱላቸውም።
 ቅጣትንም ያያሉ፤ እነርሱ ይመሩ በነበሩ ኖሮ
 (አያዩትም ነበር)።
 وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ
 يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا
 يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾

65. የሚጠራባቸውንና «ለመልዕክተኞች ምንን
 መላሳችሁ?» የሚልበትን ቀን አስታውስ።
 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾

66. በዚያም ቀን ወሬዎች ሁሉ በእነርሱ ላይ
 ይሰወሩባቸዋል፤ እነርሱም አይጠያዩቁም።
 فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا
 يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾

67. የተጸጸተና ያመነማ መልካምንም የሰራ
 ከሚድኑት ሊሆን ይከጀላል።
 فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَعَسٰى
 أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

68. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህም የሚፈልገውን ይፈጥራል። ይመርጣልም። ለእነርሱ ምርጫ የላቸውም። አላህ ከሚያገባው ሁሉ ጠራ ከሚያጋሯቸውም ላቀ።

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾

69. ጌታህም ልቦቻቸው የሚደብቁትንና የሚገልጹትን ሁሉ ያውቃል።

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾

70. እርሱም አላህ ነው። ከእርሱ ሌላ አምላክ የለም። ምስጋና ሁሉ በመጀመሪያም በመጨረሻይቱም ዓለም ለእርሱ ብቻ ነው። ፍርዱም የእርሱ ብቻ ነው። ወደ እርሱም ትመለሳላችሁ።

هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْخِمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

71. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «አያችሁን? (እስቲ ንገሩኝ) አላህ በእናንተ ላይ ሌሊትን እስከ ትንሳኤ ቀን ድረስ ዘውታሪ ቢያደርገው ከአላህ ሌላ ብርሃንን የሚያመጣላችሁ አምላክ ማነው? አትሰሙምን?» በላቸው።

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾

72. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «አያችሁን? አላህ በእናንተ ላይ ቀንን እስከ ትንሳኤ ቀን ድረስ ዘውታሪ ቢያደርገው ከአላህ ሌላ በውስጡ የምታርፉበትን ሌሊት የሚያመጣላችሁ አምላክ ማን ነው? አታስተውሉምን?» በላቸው።

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيَالٍ تَسْكُنُونَ فِيهَا أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾

73. ከቸሮታዉም ለእናንተ ሌሊትንና ቀንን በውስጡ ልታርፉበት ከትሩፋቱም ልትፈልጉበት አመስጋኞችም ልትሆኑ አደረገላችሁ።

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

74. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የሚጠራባቸውንም ቀንና «እነዚያ ተጋሪዎቹ ትሉዋቸው የነበራችሁት የት ናቸው?» የሚልበትን ቀን አስታውስ።

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُزْعَمُونَ ﴿٧٤﴾

75. ከህዝቦችም ሁሉ መስካሪን እናወጣና «ማስረጃችሁን አምጡ» እንላለን። ያን ጊዜ እውነተኛዉም አምላክነት ለአላህ ብቻ መሆኑን ያውቃሉ። ይቀጣጥፉት የነበሩትም ከእነርሱ ይጠፋባቸዋል።

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

76. ቃሩን ከሙሳ ገዳቸው አንዱ ነበር። በእነርሱም ላይ አመጸ። ከድልቦችም ያንን መክፈቻዎቹ ብቻ የኃይል ባለቤቶች የሆኑ ቡድኖችን ሸክሙ የሚከብድን ሰጠው። ወገኖቹ ለእርሱ ባሉትም ጊዜ አስታውስ። «አትኩራ አላህ ኩራተኞችን አይወድምና።

إِنْ قَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِمْ رَءَايَتِنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوتُوا بِالْعِصْبَةِ أُولَىٰ الْقَوْمِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

77. «አላህም በሰጠህ ሀብት የመጨረሻይቱን አገር ፈልግ። ሆኖም ከቅርባቱ አለምም ፈንታህን አትርሳ። አላህ ወደ አንተ መልካምን እንዳደረገልህ መልካምን አድርግ። በምድርም ውስጥ ማጥፋትን አትፈልግ። አላህ አጥፊዎችን አይወድምና።» አሉት።

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

78. «(ሀብትን) የተሰጠሁት እኔ ዘንድ ባለው እውቀት ነው።» አለ። አላህ ከእርሱ በፊት ከክፍለ ዘመናት ሰዎች በኃይል ከእርሱ ይበልጥ የበረቱትን ሀብትን በመሰብሰብም ይበልጥ የበዙትን በእርግጥ ያጠፋ መሆኑን አያውቅምን? አመጸኞችም ከኃጢአቶቻቸው ጥያቄ አይጠየቁም።

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

79. በሀዝቦቹም ላይ በጌጡ ውስጥ ሆኖ ወጣ። እነዚያ ቅርባቱን ህይወት የሚፈልጉት «ወይ ምኞታችን! ቃሩን የተሰጠው ቢጤ ምነው ለእኛ በኖረን፤ እርሱ የታላቅ ዕድል ባለቤት ነውና።» አሉ።

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قُرُونُ ۗ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

80. እነዚያም ዕውቀትን የተሰጡት «ወዮላችሁ! የአላህ ምንዳ ላመነ ሰው መልካምንም ለሰራ በላጭ ነው። ታጋሾችም እንጂ ሌላው አያገኛትም።» አሉ።

وقال الذين أوتوا العلم ويحكم نواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ﴿٨٠﴾

81. በእርሱም በቤትም ምድርን ደረባን (አሰጠምን)። ለእርሱም ከአላህ ሌላ የሚረዱት ቡድኖች ምንም አልነበሩትም። ከሚረዱትም አልነበረም።

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

82. እነዚያም በትላንትናው ቀን ስፍራውን ይመኙ የነበሩት «ወይ ጉድ! ለካ አላህ ከባርቹ ለሚሻው ሰው ሲሰይን ያሰፋል። ያጠባልም። አላህ በእኛ ላይ በእምነት ባልለገሰልን ኖሮ ምድርን በእኛ ላይ በገለበጠብን ነበር። ወይ ጉድ! ከሓዲያን አይድኑም።» የሚሉ ሆነው አነጉ።

وأصبح الذين آمنوا مكاله بالأمس يقولون ويكان الله ينسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لحسف بنا ويكانه لا يفلح الكفرون ﴿٨٢﴾

83. ይህች የመጨረሻይቱ አገር ናት። ለእነዚያ በምድር ውስጥ ኩራትንና ማመጽን ለማይፈልጉት ሁሉ እናደርጋታለን። ምስገንቱም መጨረሻ ለጥንቁቆቹ ብቻ ናት።

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعقبلة للمتقين ﴿٨٣﴾

84. በደግ ስራ የመጣ ለእርሱ ከእርሷ በላጭ ምንዳ አለው። በክፍም ስራ የመጡ እነዚህ መጥፎዎችን የሰሩ ይሰሩት የነበሩትን እንጂ አይመነዱም።

من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسئنة فلا يجزي الذين عملوا السئيات إلا ما كانوا يعملون ﴿٨٤﴾

85. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ያ ቁርአንን የተከፋፈለ ሆኖ ባንተ ላይ ያወረደውና ህግጋቱን እንድትገባር ግድ ያደረግብህ አምላክ ወደ መመለሻ (ወደ መካ) በእርግጥ መለሽህ ነው። «ጌታዬ በቅን መንገድ የመጣውንና እርሱም በግልጽ ስህተት ውስጥ የሆነውን አዋቂ ነው» በላቸው።

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

86. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) መጽሐፍ ወደ አንተ መወረዱን ተስፋ የምታደርግ አልነበርክም ። ግን ከጌታህ ችሮታ ተወረደልህ። ለከተዲያን በፍጹም ረዳት አትሁን።

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَاهِرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

87. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከአላህም አናቅጽ ወደ አንተ ከተወረዱ በኋላ አያግዱህ። ወደ ጌታህም ሰዎችን ጥራ። ከአጋሪዎችም አትሁን።

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾

88. ከአላህም ጋር ሌላን አምላክ አትገዛ። ከእርሱም በቀር አምላክ የለም። ከእርሱ በስተቀር ሁሉም ጠፊ ነው። ፍርዱ የእርሱ ብቻ ነው። ሁላችሁም ወደ እርሱ ትመለሳላችሁ።

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾



በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)።

1. አሊፍ፤ ላም፤ ሚይም፤ ﴿١﴾

2. ሰዎቹ አምነናል በማለታቸው ብቻ (ከአላህ በልዩ ልዩ ነገሮች) ሳይፈተኑ የሚተው መሰላቸውን? ﴿٢﴾

3. እነዚያን ከእነርሱ በፊት የነበሩትንም ህዝቦች በርግጥ ፈትነናል። እነዚያን እውነት የተናገሩትን አላህ በእርግጥ ያውቃል። ውሸታዎችንም ያውቃል። ﴿٣﴾

4. ይልቁንም እነዚያ መጥፎዎችን ሥራዎች የሚሠሩት ሰዎች የሚያመልኩን መሰላቸውን? ያ የሚፈረዱት ፍርድ ከፋ። ﴿٤﴾

5. የአላህን መገናኘት ተስፋ የሚያደርግ ሰው ሁሉ የአላህ ቀጠሮ በእርግጥ መጪ ነው። እርሱም ሰሚም ሁሉን አዋቂ ነው። ﴿٥﴾

6. በአላህ መንገድ ላይ የታገለ ሰው የሚታገለው ለነፍሱ ብቻ ነው። አላህ ከዓለማት ሁሉ በእርግጥ የተብቃቃ ነው። ﴿٦﴾

7. እነዚያም በአላህና በመልዕክተኛው ያመኑና መልካም ተግባራትንም የሠሩ መጥፎ ሥራዎቻቸውን ከእነርሱ ላይ እናብስላቸዋለን። በዚያም ይሠሩት በነበሩት መልካም ሥራ በእርግጥ እንመነዳቸዋለን።

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

8. የሰውን ልጅ ለወላጆቹ መልካም ተግባርን ሁሉ እንዲፈጽም አዘዝነው። ወላጆችም ለንጉሥም በእርሱ እውቀት የሌለህን ጣኦት በእኔ እንድታጋራው ቢያስገድዱህ አትታዘዘቸው። መመለሻችሁ ወደ እኔ ነው። ከዚያም ትሠሩት የነበራችሁትን ሁሉ እነግራችኋለሁ።

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِيَّايَ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

9. እነዚያንም በአላህ ያመኑና መልካም ሥራዎችን የሠሩ ሁሉ ከደጋጎቹ ውስጥ በእርግጥ እናስገባቸዋለን።

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾

10. ከሰዎች መካከል «በአላህ አመንን።» የሚል ሰው አለ። ከዚያ በአላህ በማመኑ ምክኒያት በተሰቃየ ጊዜ የሰዎችን ማሰቃየት እንደ አላህ ቅጣት ያደርጋል። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከጌታህም እርዳታ ቢመጣ እኛ በእርግጥ ከናንተ ጋር ነበርን ይላሉ። አላህ በዓለማት ሕዝብ ልቦች ውስጥ ያለውን ሁሉ አዋቂ አይደለምን?

وَمِنَ الثَّالِثِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

11. አላህ እነዚያንም በትክክል ያመኑትን በእርግጥ ያውቃል። መናፍቆችንም ያውቃል።

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾

12. እነዚያንም የካዱት ሰዎች ለእነዚያ ላመኑት «መንገዳችንን ተከተሉ። ኃጢአቶቻችሁንም እንሸከማለን» አሉ። እነርሱም ከኃጢአቶቻቸው ምንንም ተሸካሚዎች አይደሉም። እነርሱ በእርግጥ ውሸታሞች ናቸው።

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾

13. ሸክሞቻቸውንና ከሸክሞቻቸው ጋር ሌሎች ሸክሞቻችንም በእርግጥ ይሸከማሉ። በትንሳኤም ቀን ይቀጥፋት ከነበሩት ሁሉ በእርግጥ ይጠየቃሉ።

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

14. ኑሕንም ወደ ህዝቦቹ በእርግጥ ላክነው። በውስጣቸውም ሺህ ዓመትን ሀምሳ ዓመት ሲቀር ተቀመጡ። እነርሱ በዳዮች ሆነውም የውሃው ማዕበል አጥለቀለቃቸው።

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾

15. ኑህንና የመርከቢቱን ጓዶች አዳንናቸው። እርሷንም ለዓለማት ተዓምር አደረግናት።

فَأَخَذَتْهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

16. መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ! ኢብራሂም ለሕዝቦቹ ባለ ጊዜ የሆነውን (አስታውስ)። «አላህን ተገዙ ፍጥትም ይህን ማድረጋችሁ የምታውቁት ብትሆኑ ለናንተ በላጭ ነው።

وَأَيُّرْهِمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَانْقُصُوا إِلَيْكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

17. (ሰዎች ሆይ!) ከአላህ ሌላ የምትገዙት ጣኦታትን ብቻ ነው። ውሸትንም ትቀጥፋላችሁ። እነዚያ ከአላህ ሌላ የምትገዟቸው ጣዖታት ለእናንተ ሲሳይን ሊሰጧችሁ አይችሉም። ስለዚህ ሲሳይን ከአላህ ዘንድ ብቻ ፈልጉ። ተገዙትም። ለርሱም አመስግኑ ወደ እርሱም ትመለሳላችሁ።

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ إِنَّي تَرْجِعُونَ ﴿١٧﴾

18. ብታስተባብሉም ከፊታችሁ የነበሩት ህዝቦች በእርግጥ አስተባብለዋል። በመልዕክተኛውም ላይ ግልጽ ማድረስ እንጂ ሌላ የለበትም።

وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ الْأُمَمِينَ ﴿١٨﴾

19. አላህ መፍጠርን እንዴት እንደሚጀምርና ከዚያ እንዴት እንደሚመልሰው አይመለከቱምን? ይህ በአላህ ላይ ቀላል ነው።

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾

20. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በምድር ላይ ሂዱ። እናም መፍጠርን እንዴት እንደሚመረ ተመልከቱ። ከዚያም አላህ የመጨረሻይቱን መነሳት ያስነሳል። አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነውና።»

فَلْيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

21. የሚሻውን ሰው ይቀጣል። የሚሻውንም ሰው ያዝንለታል ወደ እርሱም ትመለሳላችሁ።

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾

22. እናንተ በምድርም ሆነ በሰማይ የምታቅቱ አይደላችሁም። ከአላህም ሌላ ወዳጅም ተከላካይም ምንም የላችሁም።

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

23. እነዚያም በአላህ አናቅጽና በመገናኘቱ የካዱ እነዚያ ከእኩነቱ ተስፋን ቆረጡ። እነዚያም ለእነርሱ አሳማሚ ቅጣት አለባቸው።

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَسُوءُ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

24. የህዝቦቹም መልስ፡- «ግደሉት ወይም አቃጥሉት።» ማለት እንጂ ሌላ አልነበረም። ከዚያም ከእሳቲቱ አላህ አዳነው። በዚህ ውስጥ ለሚያምኑ ሕዝቦች ብዙ ተዐምራት አሉበት።

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

25. (ኢብራሂም) አለ፡- «ከአላህ ሌላ ጣኦታትን አማልክት የያዛችሁት በቅርቡ ህይወት በመካከላችሁ ለመዋደድ ብቻ ነው። ከዚያም

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

በትንሳኤ ቀን ከፊላችሁ በከፊሉ ይከዳል። ከፊላችሁም ከፊሉን ይረግማል። መኖሪያችሁም እሳት ናት። ለእናንተም ከረዳቶች ምንም የላችሁም።

﴿ نَصْرَيْنَ ۝٢٥﴾

26. ከዚያም ሉጥ ለእርሱ አመነ። (ኢብራሂምም) ﴿فَمَنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۝٢٦ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

27. ለእርሱም ኢስጋርቅንና ያዕቆብን ሰጠው በዘሩም ውስጥ ነብይነትንና መጽሐፍን አደረግን። ምንዳውንም በቅርቢቱ ዓለም ሰጠው። እርሱም በመጨረሻይቱ ዓለም ከደጋገቹ ነው። ﴿الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝٢٧﴾

28. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ሉጥንም ለሕዝቦቹ ባለ ጊዜ አስታውስ። «እናንተ ጠያፍን ሥራ ትሰራላችሁን? በእርሷ ከዓለማት አንድም ሰው አልቀደማችሁም።

﴿ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢٨﴾

29. «እናንተ በእርግጥ ወንዶችን ትመጣላችሁን? መንገድንም ትቆርጣላችሁን? በሽንጻችሁም የሚነወርን ነገር ትሠራላችሁን?» አላቸው። የሕዝቦቹም መልስ «ከእውነተኞቹ እንደሆንክ የአላህን ቅጣት አምጣብን።» ማለት እንጂ ሌላ አልነበረም። ﴿كُنْتَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ ۝٢٩﴾

30. «ጌታዬ ሆይ! በአመጸኞች ሕዝቦች ላይ እርዳኝ።» አለ። ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمَفْسِدِينَ ۝٣٠﴾

31. መልዕክተኞቻችንም ወደ ኢብራሂም በብስራት በመጡ ጊዜ «እኛ የዚችን ከተማ ሰዎች አጥፊዎች ነን ሰዎችዎ በዳዮች ነበሩና።» አሉት። ﴿طٰلِيْمِيْنَ ۝٣١﴾

32. «በእርሷ ውስጥ ሉጥ አለ እኮ?» አላቸው። «እኛ በውስጧ ያለውን ካንተ ይበልጥ አዋቂ ነን። እርሱንም በእርግጥ እናድነዋለን። ቤተሰቦቹንም ጭምር ሚስቱ ብቻ ስትቀር እርሷ በጥፋቱ ውስጥ ከሚቀሩት ናት።» አሉት። ﴿الْعٰنِبِرِيْنَ ۝٣٢﴾

33. መልዕክተኞቻችንም ወደ ሉጥ በመጡት ጊዜ በነሱ ምክንያት አዘነ። በእነርሱም ልቡ ተጨነቀ። አሉትም። «አትፍራ። አትዘንም። እኛ አዳኞችህ ነን። ቤተሰቦችህንም ሚስትህ ብቻ ስትቀር። እርሷ ግን በጥፋቱ ውስጥ ከቀረዎቹ ናት።

﴿ الْعٰنِبِرِيْنَ ۝٣٣﴾

34. «እኛ በዚህ ከተማ ሰዎች ላይ ያምጹ በነበሩበት ምክንያት ከሰማይ ቅጣትን አውራጆች ነን።» (አሉት) ﴿الْسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُوْنَ ۝٣٤﴾

35. በእርግጥም ለሚያስቡ ሰዎች ሁሉ ከእርሷ ግልጽ ምልክትን ተውን (አስቀረን)። ﴿٣٥﴾

36. ወደ መድያንም ወንድማቸውን ሹዐይብን ላክን። «ህዝቦቼ ሆይ! አላህን ተገዙ። የመጨረሻውንም ቀን ፍሩ። በምድርም ውስጥ የምታጠፉ ሆናችሁ አታበላሹ።» አላቸው። ﴿٣٦﴾

37. እናም አስተባባሉትና የምድር መንቀጥቀጥ ያዘቻቸው። ባገራቸውም ውስጥ ተንከፍረው አደሩ (አነጉ)። ﴿٣٧﴾

38. ዓድንና ሠሙድንም አጠፋን። የመኖሪያዎቻቸውን ፍርስራሾች በማየት መጥፋታቸው ለእናንተ በእውነት ተገለጠላችሁ። ሰይጣንም ሥራዎቻቸውን ለእነርሱ ሸለመላቸው። ከመንገድም አገዳቸው። የማስተዋልም ባለቤቶች ነበሩ። ግን አላስተዋሉም። ﴿٣٨﴾

39. ቃሩንንም ፈርዖንንም ሃማንንም አጠፋን። ሙሳም በተወለደበት በእርግጥ መጣባቸው። በምድርም ላይ ኮሩ። አምላጮችም አልነበሩም። ﴿٣٩﴾

40. ሁሉንም በኃጢአቱ ያዘነው። ከእነርሱም ውስጥ ጠጠርን ያዘለ ነፍስን የላከንበት አለ። ከእነርሱም ውስጥ ጩኸት የያዘችው አለ። ከእነርሱም ውስጥ በእርሱ ምድርን የደረባንበት አለ። ከእነርሱም ውስጥ ያሰመጥነው አለ። አላህ የሚበድላቸው አልነበረም። ግን ነፍሶቻቸውን የሚበድሉ ነበሩ። ﴿٤٠﴾

41. የእነዚያ ከአላህ ሌላ ረዳቶችን (ጣኦታትን) የያዙ ሰዎች ምሳሌ ቤትን እንደሠራች ሸረሪት ብጤ ነው። ከቤቶችም ሁሉ በጣም ደካማው የሸረሪት ቤት ነው። ቢያውቁ ኖሮ አማልክት አድርገው አይገዟቸውም ነበር። ﴿٤١﴾

42. አላህ ያንን ከእርሱ ሌላ የሚገዙትን ማንኛውንም ያውቃል። እርሱም ሁሉን አሸናፊውና ጥበበኛው ነው። ﴿٤٢﴾

43. እነዚህንም ምሳሌዎች ለሰዎች እንገልጻቸዋለን። ከሊቃውንቶቹም በስተቀር ሌሎች አያውቁትም። ﴿٤٣﴾

44. አላህም ሰማያትንና ምድርን እውነተኛ ሆኖ ፈጠረ፤ በዚህ ውስጥ ለአማኞች ተወምር አለበት። ﴿٤٤﴾

45. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከመጽሐፍ ወደ አንተ የተወረደውን አንብብ:: ሰላትንም ደንቡን ጠብቀህ ስገድ:: ሰላት ከመጥፎና ከሚጠላ ነገር ሁሉ ትከለክላለችና:: አላህን ማውሰት ከመልካም ነገር ሁሉ በላጭ ነው:: አላህም የምትሠሩትን ስራ ሁሉ ያውቃል:: ﴿١٩﴾

46. (እናንተ የመናችሁ ሆይ!) ከእነርሱ እነዚያን የበደሉትን ሲቀር የመጽሐፍ ባለቤቶችን በዚያች እርሷ መልካም በሆነችው ክርክር እንጂ አትከራከሩ:: በሉም:- «በዚያ ወደ እኛ በተወረደው ወደ እናንተም በተወረደው አመንን:: አምላካችንም አምላካችሁም አንድ ነው:: እኛም ለእርሱ ታዛዦች ነን::» ﴿٢٠﴾

47. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እንደዚሁም ወደ አንተ መጽሐፍን አወረድን:: እነዚያም መጽሐፍን የሰጠናቸው በእርሱ ያምናሉ:: ከእነዚህም (ከመካ) ሰዎች በእርሱ የሚያምኑ አሉ:: በተዓምራታችንም ከሐዲያን እንጂ ማንም አይክድም:: ﴿٢١﴾

48. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእርሱ በፊትም መጽሐፍን የምታነብ በቀኝህም የምትጽፈው አልነበርክም:: ያን ጊዜ አጥፊዎቹ በእርግጥ በተጠራጠሩ ነበር:: ﴿٢٢﴾

49. አይደለም:: እርሱ (ቁርኣን) በእነዚያ እውቀትን በተሰጡት ሰዎች ልቦች ውስጥ የጠለቀ ግልፃች አናቅጽ ነው:: በአናቅጾችንም በዳዮቹ እንጂ ሌላው አይክድም:: ﴿٢٣﴾

50. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከሐዲያን «በእርሱ ላይ ከጌታው ዘንድ ተዐምራት ለምን አልተወረዱም?» አሉ:: «ተዐምራት ከአላህ ዘንድ ብቻ ናቸው:: እኔም ግልጽ አስፈራሪ ብቻ ነኝ::» በላቸው:: ﴿٢٤﴾

51. እኛ መጽሐፍን በእነርሱ ላይ የሚነበብ ሆኖ ባንተ ላይ ማውረዳችን አይበቃቸዉምን? በዚህ ውስጥ ለሚያምኑ ሕዝቦች ሁሉ ችግሩና ግሳዴ አለበት:: ﴿٢٥﴾

52. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «በእኔና በእናንተ መካከል መስካሪ በአላህ በቃ:: በሰማያትና በምድር ያለውን ሁሉ ያውቃል::» በላቸው:: እነዚያም በብላሽ ነገር ያመኑና በአላህ የካዱ እነዚያ እነርሱ ከሰሪዎቹ ናቸው:: ﴿٢٦﴾

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿١٩﴾

* وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْنَا وَاللَّهُمَّ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٢٠﴾

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٢١﴾

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحِطُّهُ بِبَيِّنَاتٍ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٢﴾

بَلْ هُوَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا آيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٤﴾

أُولَٰئِكَ يَكْفُرُ بِمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ۖ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٥﴾

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُوْلَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٢٦﴾

53. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በቅጣትም ያስቸኩሉሃል! የተወሰነም ጊዜ ባልነበረ ኖሮ ቅጣቱ በመጣባቸው ነበር። እነርሱ የማያውቁ ሲሆኑም በድንገት በእርግጥ ይመጣባቸዋል። ﴿٥٣﴾

54. በቅጣት ያስቸኩሉሃል! ገሀነምም ከሐዲያንን በእርግጥ ከባቢ ናት። ﴿٥٤﴾

55. ቅጣቱ ከበለያቸው ከእግሮቻቸውም ሥር በሚሸፍናቸው ቀን «ትሰሩት የነበራችሁትን ቅመሱ። » በሚላቸውም ቀን ትከባቸዋለች። ﴿٥٥﴾

56. እናንተ ያመናችሁ ባሮቹ ሆይ! ምድሪ በእርግጥ ሰፊ ናት። ብትቸገሩ ተሰደዱ እኔንም ብቻ ተገዙኝ። ﴿٥٦﴾

57. ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ናት። ከዚያም ወደ እኛ ትመለሳለችሁ። ﴿٥٧﴾

58. እነዚያም በአላህ ያመኑና መልካም ስራዎችን የሠሩ ከገነት በስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው ሰገንቶች በውስጣቸው ዘውታሪዎች ሲሆኑ በእርግጥ እናሰፍራቸዋለን። የሠራተኞችም ምንዳ ምንኛ አማረ! ﴿٥٨﴾

59. እነርሱ እነዚያ የታገሱ በጌታቸውም ላይ የሚመኩ ናቸው። ﴿٥٩﴾

60. ከተንቀሳቃሽ ፍጡራን ምግባቸውን የማይሸከሙ ብዙ ናቸው። አላህ ይመግባቸዋል። እናንተንም ይመግባል። እርሱ ሰሚና አዋቂ ነውና። ﴿٦٠﴾

61. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ሰማያትንና ምድርን የፈጠረ ጸሐይንና ጨረቃንም የገራ ማን እንደሆነ ብትጠይቃቸው በእርግጥ "አላህ ነው" ይሉሃል። ታዲያ እንዴት ይመለሳሉ። ﴿٦١﴾

62. አላህ ከባሮቹ ለሚሻው ሲሰይን ያሰፋል። ለእርሱም ያጠባል። አላህ በነገሩ ሁሉ አዋቂ ነውና። ﴿٦٢﴾

63. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከሰማይ ውሃን ያወረደና በእርሱም ምድርን ከሞተች በኋላ ሕያው ያደረጋት ማን እንደሆነ ብትጠይቃቸው "አላህ ነው" ይሉሃል። "ስለዚህ ምስጋና ሁሉ ለአላህ ነው።" በላቸው። ግን አብዛኞቻቸው ይህን አያውቁም። ﴿٦٣﴾

وَيَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾

يَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾

يَوْمَ يَعْسَبُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُرُّوْنَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

وَكَايِنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رَزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

64. ይህም የቅርቢቱ ሕይወት መታለያና ጨዋታ እንጂ ሌላ አይደለም። የመጨረሻይቱም አገር እርሷ በእርግጥ የዘላለም ህይወት አገር ናት። የሚያውቁ ቢሆኑ ኖሮ ጠፊይቱን ሕይወት አይመርጡም ነበር።

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

65. በመርከቦች ውስጥ በተሳፈሩ ጊዜም አላህን መገዛትን ለእርሱ ብቻ ያጠሩ ሆነው ይጠሩታል። ወደ የብስ በማውጣት ባዳናቸው ጊዜ ግን ወዲያውኑ እነርሱ ጣዖትን ያጋራሉ።

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُم مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾

66. በሰጠናቸው ጾጋ ሊከዱና ሊጠቃቀሙ ያጋራሉ፤ ወደ ፊትም የሚጠብቃቸውን ያውቃሉ።

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

67. ሰዎቹ ከየተረዳቸው ሲነጠቁ እኛ አገራቸውን ጸጥተኛ ክልል ማድረጋችንን አያዩምን? በውድቅ ነገር ያምናሉን? በአላህም ጾጋ ይከዳሉን?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَفَتُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٤٧﴾

68. በአላህ ላይ ውሸትን ከቀጣጠፈ ሰው ወይም እውነት በመጣለት ጊዜ ከአስዋሽ ሰው ይበልጥ ራሱን በዳይ ማነው? በገሀነም ውስጥ ለከተዲያን መኖሪያ የለምን?(አለ)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٤٨﴾

69. እነዚያም በእኛ መንገድ የታገሉ ህዝቦችን መንገዳችንን በእርግጥ እንመራቸዋለን። አላህ በእርግጥ ከበጎ ሰሪዎች ጋር ነውና።

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ صُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٩﴾



ሱረቱ ኦር ፋም

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. አሊፍ፤ ላም፤ ሚይም። ﴿١﴾

2. ፍም (በፋርሶች) ተሸነፈች። ﴿٢﴾

3. በጣም (ለዐረቡ ዓለም) ቅርብ በሆነችው ምድር ላይ እነርሱም (ከሶስት አመት ያላነሰ ከዘጠኝ ባልበለጠ በጥቂት አመታት ውስጥ) ከመሸነፋቸው በኋላ ያሸንፋሉ። ﴿٣﴾

4. (ከሶስት አመት ያላነሰ ከዘጠኝ ባልበለጠ) በጥቂት አመታት ውስጥ (ያሸንፋሉ)። ጉዳዩ በፊትም ሆነ በኋላ የአላህ ነው። በዚያ ቀንም ምዕምናን ይደሰታሉ። ﴿٤﴾

5. በአላህ እርዳታ (ይደሰታሉ)። አላህ የሚሻውን ሰው ይረዳል። እርሱም ሁሉን አሸናፊና አዛኝ ነው። ﴿٥﴾

6. አላህ እርዳታን በቁርጥ ቀጠረ። አላህ ቀጠሮውን አያፈርስም። ግን አብዛሀኞቹ ሰዎች አያውቁም። ﴿٦﴾

7. ከቅርቢቱ ህይወት ግልጹን ብቻ ያውቃሉ። እነርሱም ከኋለኛይቱ ዓለም ፍጹም ዘንጊዎች ናቸው። ﴿٧﴾

8. በነፍሶቻቸው ሁኔታ አያስተውሉምን ? ሰማያትን፤ ምድርንና በመካከላቸው ያለውን ሁሉ በእውነትና በተወሰነ ጊዜ እንጂ አልፈጠራቸውም። ከሰዎች መካከል ብዙዎቹ ከጌታቸው ጋር በመገናኘት ከሐዲያን ናቸው። ﴿٨﴾

9. በምድር ላይ አይሄዱምና የእነዚያን ከበፊታቸው የነበሩትን ሰዎች ፍፃሜ እንዴት እንደነበር አይመለከቱምን? በኃይል ከእነርሱ ይበልጡ ነበሩ። ምድርንም አረሱ። እነዚህ ከአለሚትም የበለጠ አለሚት። መልዕክተኞቻቸውም በተአምራቶች መጡባቸው። ግና አስተባባሉና ጠፉ። አላህም የሚበድላቸው አልነበረም። ግና ነፍሶቻቸውን በራሳቸው ይበድሉ ነበር። ﴿٩﴾

10. ከዚያም የእነዚያ ያጠፉት ሰዎች መጨረሻ በአላህ አናቅጽ ማስተባበላቸውና በእርሷ የሚሰላቁ የሚያፈፀዙ መሆናቸው (ምክንያት መጥፎ ቅጣት) ሆነ። ﴿١٠﴾

11. አላህ መፍጠርን ይጀምራል። ከዚያም ለእነርሱ ስሜት ይሰጣቸዋል። ከዚያም ወደ እርሱ ትመለሱላችሁ።
 اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

12. ሰዓቲቱም በምትከሰትበት ቀን አመጸኞች ጭጭ ይላሉ (ተስፋ ይቆርጣሉ)።
 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾
 ይላሉ (ተስፋ ይቆርጣሉ)።

13. ለእነርሱም ከሚያጋሯቸው ጣዖታት መካከል አማላጆች አይኖሩባቸዋል። በሚያጋሯቸውም ጣዖታት ከሓዲያን ይሆናሉ።
 وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ ﴿١٣﴾
 ጣዖታት ከሓዲያን ይሆናሉ።

14. ሰዓቲቱም በምትከሰትበት ቀን በዚያ ቀን ይለያያሉ።
 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِقُونَ ﴿١٤﴾
 ይለያያሉ።

15. እነዚያ በአላህ ያመኑትና መልካሞችን ስራዎች የሰሩትማ እነርሱ በገነት ጭፌ ውስጥ ይደሰታሉ።
 فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾
 ይደሰታሉ።

16. እነዚያም በአላህ የካዲትማ በአናቅጾችንና በኋለኛይቱም ዓለም መገናኘት ያስተባባሉት እነዚያ በቅጣት ውስጥ የሚጣዱ ናቸው።
 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَفُتِنَا الْآخِرَةَ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ﴿١٦﴾
 በቅጣት ውስጥ የሚጣዱ ናቸው።

17. አላህንም በምታመኙና በምታነጉም ጊዜ አጥሩት።
 فَسُبْحٰنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾
 በምታመኙና በምታነጉም ጊዜ አጥሩት።

18. ምስጋናም በሰማያትና በምድር ውስጥ ለእርሱ ብቻ የተገባው ነው። በሰርክም በቀትር ውስጥ በምትገቡም ጊዜ አጥሩት።
 وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾
 በሰርክም በቀትር ውስጥ በምትገቡም ጊዜ አጥሩት።

19. ህያውን ከሙት ያወጣል። ሙትንም ከህያው ያወጣል። ምድርንም ከሞተች በኋላ ህያው ያደርጋታል። ልክ እንደዚሁም (ከመቃብር) ትወጣላችሁ።
 يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴿١٩﴾
 ልክ እንደዚሁም (ከመቃብር) ትወጣላችሁ።

20. እናንተንም ከአፈር መፍጠሩ ከዚያም እናንተ ወዲያውኑ የምትበታተኑ ሰዎች መሆናችሁ ከአስደናቂ ምልክቶቹ ነው።
 وَمِنْ ءَايَاتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ﴿٢٠﴾
 ወዲያውኑ የምትበታተኑ ሰዎች መሆናችሁ ከአስደናቂ ምልክቶቹ ነው።

21. ለእናንተም ከነፍሶቻችሁ ሚስቶችን ወደ እነርሱ ትረኩ ዘንድ መፍጠሩ በመካከላችሁም ፍቅርንና እዝነትን ማድረግ ከአስደናቂ ምልክቶቹ ነው። በዚህ ውስጥ ለሚያስተውሉ ህዝቦች ሁሉ አያሌ ተዐምራት አሉበት።
 وَمِنْ ءَايَاتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾
 ለእናንተም ከነፍሶቻችሁ ሚስቶችን ወደ እነርሱ ትረኩ ዘንድ መፍጠሩ በመካከላችሁም ፍቅርንና እዝነትን ማድረግ ከአስደናቂ ምልክቶቹ ነው። በዚህ ውስጥ ለሚያስተውሉ ህዝቦች ሁሉ አያሌ ተዐምራት አሉበት።

22. ሰማያትንና ምድርን መፍጠሩ የቋንቋዎቻችሁና የመልኮቻችሁም መለያየት ከአስደናቂ ምልክቶቹ ነው። በዚህ ውስጥ ለአዋቂዎች አያሌ ተዐምራት አሉበት።
 وَمِنْ ءَايَاتِهِۦٓ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتَلَفَ الْأَلْسِنَةَ وَاللُّوٓنَ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعٰلَمِينَ ﴿٢٢﴾
 ሰማያትንና ምድርን መፍጠሩ የቋንቋዎቻችሁና የመልኮቻችሁም መለያየት ከአስደናቂ ምልክቶቹ ነው። በዚህ ውስጥ ለአዋቂዎች አያሌ ተዐምራት አሉበት።

23. በሌሊትም ሆነ በቀን መተኛታችሁ ከችሮታዎም መፈለጋችሁም ከምልክቶቹ ነው። በዚህ ውስጥ ለሚሰሙ ህዝቦች ሁሉ ብዙ ታዐምራት አሉበት።
 وَمِنْ عَائِيَّتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنْتُمْ غَاوُونَ مِمَّنْ قَضَيْتُمْ أَنْ فِي ذَلِكَ لَأَيَّتِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٣٣﴾

24. ብልጭታንም ፈሪዎችና ከጃዮች ስትሆኑ ለእናንተ ማሳየቱ ከሰማይም ውሃን ማውረዱ በእርሱም ምድርን ከሞተች በኋላ ህይወት ማድረግ ከአስደናቂ ምልክቶቹ ነው። በዚህ ውስጥ ለሚያስቡ ህዝቦች ሁሉ አያሌ ታዐምራት አሉበት።
 وَمِنْ عَائِيَّتِهِ يُرِيكُمْ الْآلِقَ حَوْقًا وَظَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٤﴾

25. ሰማይና ምድርም ያለ ምሰሶ በትእዛዙ መቆማቸው ከዚያም መልአክ ለትንሳኤ ከምድር ጥሪን በጠራችሁ ጊዜ እናንተ ወዲያውኑ የምትወጡ መሆናችሁ ከአስደናቂ ምልክቶቹ ነው።
 وَمِنْ عَائِيَّتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٣٥﴾

26. በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ የእርሱ ብቻ ነው። ሁሉም ለእርሱ ታዛዥ ናቸው።
 وَهُوَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ لَّهُ قِنَبُونَ ﴿٣٦﴾

27. እርሱ ያ ፍጡራንን ከምንም የሚጀምር (የሚያስገኝ) ከዚያም የሚመልሳቸው ብቸኛ አምላክ ነው። መመለሱም በእርሱ ላይ በጣም ቀላል ነው። ለእርሱም በሰማያትና በምድር ከፍተኛው ምሳሌ (ባህሪ) አለው። እርሱም ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ ነው።
 وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُنْتَلِ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

28. (ጣዖት አምላኪዎች ሆይ!) ለእናንተ ከነፍሶቻችሁ የሆነን ምሳሌ አደረገላችሁ። እርሱም እጆቻችሁ ከያዟቸው ባሮች ውስጥ በሰጠናችሁ ጸጋ ለእናንተ ተጋሪዎች አሏችሁን? ታዲያ እናንተና እነርሱ በእርሱ እኩል ለኩል (ትክክል) ናችሁን? ነፍሶቻችሁን (ብጤዎቻችሁን) እንደምትፈሩ ትፈሩቸዋላችሁን? ልክ እንደዚሁ ለሚያስተውሉ ህዝቦች ሁሉ አናቅጽን እንገልጻለን።
 ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٨﴾

29. ይልቁንም እነዚህ የበደሉ ሰዎች ያለ ዕውቀት ዝንባሌዎቻቸውን ተከተሉ። አላህም ያጠመመውን ሰው የሚያቀናው ማነው? ለእነርሱም ከረዳቶች ምንም የላቸዉም።
 بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٣٩﴾

30. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ እውነት ተዘንባይ ሆነህም ፊትህን ለሃይማኖት ቀጥ አድርግ። የአላህን ፍጥረት ያችን አላህ ሰዎችን በርሷ ላይ የፈጠረባትን ሃይማኖት (ያዟት)። የአላህን ፍጥረት መለወጥ የለም። ይህ ቀጥተኛው ሃይማኖት ነው። ግን አብዛኞቹ ሰዎች አያውቁም።
 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

31. ወደ እርሱ ተመለሾች ሆናችሁ የአላህን ሃይማኖት ያዙ። ፍጥነትም። ሰላትንም አስተካክላችሁ ስገዱ። ከአጋሪዎቻችሁ አትሁኑ።

* مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾

32. ከእነዚያ ሃይማኖታቸውን ከለያዩትና ክፍልፍልም ከሆኑት አትሁኑ። ህዝብ ሁሉ እነርሱ ዘንድ ባለው ነገር ብቻ ተደሳቾች ናቸው።

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَابًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

33. ሰዎችንም ችግር ባገኛቸው ጊዜ ጌታቸውን ወደ እርሱ ተመለሾች ሆነው ይጠሩታል። ከዚያም ከእርሱ ችሮታንም ባቀመሰባቸው ጊዜ ከእነርሱ ከፊሎሎቹ ወዲያውኑ በጌታቸው ጣዖትን ያጋራሉ።

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

34. በሰጠናቸው ጸጋ ሊክዱ (ያጋራሉ)። ተጠቀሙም። በእርግጥም ማጨረሻችሁን ወደፊት ታውቃላችሁ።

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

35. በእነርሱ ላይ አላህ አስረጅን አወረደን? ታዲያ እርሱ በነዚያ በእርሱ ያጋሩ በነበሩት ነገር ይናገራልን? የለም።

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

36. ሰዎችንም ችሮታን ባቀመሰናቸው ጊዜ በእርሷ ይደሰታሉ። እጆቻቸውም ባሳለፉት ምክንያት መከራ ብታገኛቸው ወዲያውኑ እነርሱ ተስፋ ይቆርጣሉ።

وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَبِيَّةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْتَضُونَ ﴿٣٦﴾

37. አላህ ለሚሻው ሰው ሲሳይን የሚያሰፋ የሚያጠብም መሆኑን አያዩምን? በዚህ ውስጥ ለሚያምኑ ህዝቦች አስደናቂ ምልክቶች አሉበት።

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

38. ስለዚህ (አማኝ ሆይ!) የዝምድናን ባለቤት ተገቢውን ስጠው። ለድሃም ለመንገደኛም እርዳ። ይህ ለእነዚያ የአላህን ፊት ለሚሹ ሁሉ መልካም ነው። እነዚያ እነርሱም በሁለተኛው ዓለም የፈለጉትን የሚያገኙ ምርጫ ክፍሎች ናቸው።

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

39. (ሰዎች ሆይ!) በሰዎች ውስጥም ይጨመር ዘንድ በማቀድ የምትሰጡት ገንዘብ በአላህ ዘንድ ቅንጣት አይጨምርም። የአላህን ፊት ብቻ የምትሹ ሆናችሁ የምትሰጡት ምጽዋት ግን እነዚያ እውነተኛ ሰጪዎች (አበርካቾች) እነርሱ ናቸው።

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيئُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

40. አላህ ያ የፈጠራችሁ ከዚያም ሲሳይን የሰጣችሁ ከዚያም የሚገድላችሁ ከዚያም ህያው የሚያደርጋችሁ ነው። ከምታጋጁቸው ጣዖታት ውስጥ ከዚህችሁ አንዳችን የሚሰራ አለን? ለአላህ ጥራት ይገባው በእርሱ ከሚያጋሩትም ሁሉ ላቀ።

اللَّهُ الَّذِي آذَىٰ خَلْقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُمْ مَن سَنَىٰ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

41. የሰዎች እጆች በሰሩት ቃጢአት ምክንያት የዚያን የሰሩትን ከፊትን ያቀምሳቸው ዘንድ መከራው በየብስና በባህር ተገለጠ (ተሰራጩ)። እነርሱ ሊመለሱ ይከጀላልና።

ظَهَرِ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

42. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «በምድር ላይ ሂዱ የእነዚያንም በፊት የነበሩት ሰዎች መጨረሻ እንዴት እንደነበረ ተመልከቱ።» በላቸው። አብዛኞቻቸው አጋሪዎች ነበሩ።

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

43. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ለእርሱ መመለስ የሌለው ቀን የትንሳኤ ቀን ከአላህ ሳይመጣ በፊት ፊትህን ወደ ቀጥተኛው ሃይማኖት ቀጥ አድርግ። በዚያ ቀን ወደ ገነትና ወደ እሳት ይለያያሉ።

فَأَمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٤٣﴾

44. በአላህ የካደ ሰው የክህደቱ ጠንቁ በእርሱ ላይ ብቻ ነው። መልካምም የሰሩ ሁሉ ለነፍሶቻቸው ማረፊያዎችን ያዘጋጃሉ።

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾

45. እነዚያን ያመኑትንና መልካሞችንም የሰሩትን ከችሮታው ይመነዳ ዘንድ (ይለያያሉ)። እርሱ ከሐዲያንን አይወድምና።

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

46. (ሰዎች ሆይ!) ንፋሶችንም (በዝናብ) ልታበስራችሁ ከችሮታውም (በእርሷ) ሊያቀምሳችሁ መርከቦችም በትእዛዙ እንዲንሻለሉ ከችሮታውም እንድትፈልጉ ታመሰግኑትም ዘንድ መላኩ ከአስደናቂ ምልክቶቹ ነው።

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْأَنْهَارُ بِأَمْرِهِ وَلِتَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

47. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ካንተ በፊትም መልዕክተኞችን ወደ የህዝቦቻቸው በእርግጥ ላክን። በግልጽ ማስረጃዎችም መጡባቸው። ከእነዚያ ካመጹትም ተበቀልን። ምዕመናኖችንም መርዳት በእኛ ላይ ተገቢ ሆነ።

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

48. አላህ ያ ! ንፋሶችን የሚልክ ነው። ደመናንም ይቀስቅሳል። በሰማይ ላይም እንደሚሻ ይዘረጋጋል። ቁርጥራጮችም ያደርገዋል። ዝናቡንም ከደመናው መካከል ሲወጥ ታያለህ። በእርሱም ከባርቶ የሚሻውን በለየ ጊዜ ወዲያውኑ እነርሱ ይደሰታሉ።

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِئُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَيَنزِلُ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾

49. በእነርሱም ላይ ከመውረዱ በፊት ከእርሱ በፊት በእርግጥ ተስፋ ቆራጮች ነበሩ።

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ الْقُبُورِ فَكَاذِبِينَ ﴿٤٩﴾

50. ምድርንም ከሞተች በኋላ እንዴት ሆኖ እንደሚያደርጋት ወደ አላህ ችሮታ ፈለጎች ተመልከት። ይህን አድራጊ ጌታ ሙታንንም በእርግጥ ሆኖ አድራጊ ነው። እርሱም በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነው።

فَأَنْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

51. ንፋስንም በአዝመራዎች ላይ ብንልክና ገርጥቶ ቢያዩት ከእርሱ በኋላ በእርግጥ ችሮታውን የሚክዱ ይሆናሉ።

وَلَيْنِ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾

52. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተም ሙታንን አታሰማም። ደንቆሮዎችንም ዚሪዎች ሆነው በሸሹ ጊዜ ጥሪን አታሰማም።

فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الْأَلْمَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾

53. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተ እውሮችንም ከጥመታቸው የምታቀና አይደለህም። በአናቅጻችን የሚያምኑትን ሰዎች እንጂ ሌላን አታሰማም። እነርሱም ታዛዥቸ ናቸው።

وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

54. (ሰዎች ሆይ!) አላህ ያ ከደካማ ፍትወት ጡብታ የፈጠራችሁ ነው። ከዚያ ከደካማነት በኋላም ኃይልን አደረገ። ከዚያም ከብርቱነት በኋላ ደካማነትና ሽቦትንም አደረገ። የሚሻውን ይፈጥራል። እርሱም ሁሉን አዋቂውና ቻዩ ነው።

*اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

55. ሰዓቴቱ በምትከሰትበት ቀን ከሐዲያን «ከአንዲት ሰዓት በስተቀር በመቃብር (በዱንያ) አልቆየንም።» ብለው ይምላሉ። ልክ እንደዚሁ በዚህኛው ዐለምም እያሉ ከእውነት ይመለሱ ነበር።

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِئُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾

56. እነዚያም እውቀትንና እምነትን የተሰጡት «በአላህ መጽሐፍ ፍርድ እስከ ትንሳኤ ቀን በእርግጥ ቆያችሁ ይህም የካዳችሁት የትንሳኤ ቀን ነው። ግን እናንተ የማታውቁ ነበራችሁ።» ይሏቸዋል።

وَقَالَ الَّذِينَ أُولُوا الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

57. በዚያም ቀን እነዚያን የበደሉትን ማመካኘታቸው አይጠቅማቸውም። እነርሱም በወቀሰ አይታሉም።

فَيَوْمَذِي لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَدْرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

58. በዚህም ቁርአን ውስጥ ለሰዎች የምሳሌ አይነቶችን ሁሉ በእርግጥ ገለጽን። በተዓምርን ብታመጣላቸው እንኳን እነዚያ በአላህ የካዳት ሰዎች «እናንተ አበላሺዎች የጥፋት ተጣሪ ዎች እንጂ ሌላ አይደላችሁም።» ይላሉ።

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾

59. ልክ እንደዚሁ አላህ በነዚያ በማያውቁት ሰዎች ልቦች ላይ ያትማል።

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

60. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ስለዚህ ታገሥ። **فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ**
 የአላህ ቀጠሮ እውነት ነውና። እነዚያም በትንሳኤ **الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ**
 የማያረጋግጡት ሰዎች አያቅልሉህ።

ሱረቱ አል ሉቅማን

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)።

1. አሊፍ፤ ላም፤ ሚይም፤ ﴿١﴾
2. እነዚህ አናቅጽ ጥበብ ከተሞላው መጽሐፍ ናቸው። تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾
3. ለበጎ አድራጊዎች ሁሉ መሪ፣ እዝነት ሲሆን፤ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾
4. ለእነዚያ ሰላትን አስተካክለው ለሚሰግዱ፤ ዘካንም ለሚሰጡት፤ በመጨረሻይቱም ዓለም የሚያረጋግጡ ለሆኑት፤ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ أَصْلُوهُ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾
5. እነዚያ (የተጠቀሱትን ባህሪያት የሚላበሱ ሰዎች ሁሉ) በጌታቸው መመሪያ ላይ የሚጓዙ ናቸው። እነዚያ ፍላጎታቸውንም ያገኙትም እነርሱ ብቻ ናቸው። أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾
6. ከሰዎች መካከል ያለ ምንም እውቀት ሰዎችን ከአላህ መንገድ ሊያሳስትና የአላህን መንገድ ማላገጨ ሊያደርግ አታላይ ወሬን የሚገዛ አለ። እነዚያ ይህን የሚያደርጉ ሁሉ ለእነርሱ አዋራጅ ቅጣት አለባቸው። وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾
7. አናቅጾችን በእርሱ ላይ በሚነበቡ ጊዜ እንዳልሰማትና በጆሮቹ ድንቁርና እንዳለበት የኮራ ሆኖ ይዘራል። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህን ሰው በአሳማሚ ቅጣት አብስረው። وَإِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلِيَ مُسْتَكْبِرًا كَانَتْ لَهُمْ لِسْمَعَهَا كَأَنَّ فِي آذَانِهِ وَقْرًا فَنَسِيحُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾
8. እነዚያ ያመኑና መልካሞችን ተግባራት የሰሩ ሁሉ ለእነርሱ የጸጋ ገንቶች አሏቸው። إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿٨﴾
9. በእርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ሲሆኑ አላህ እውነተኛን የተስፋ ቃል ገባላቸው። እርሱም ሁሉንም አሸናፊና ጥበበኛ ነውና። الْحَكِيمِ ﴿٩﴾
10. ሰማያትን የምታዩዎት ምሰሶ ሳያደርግላት ፈጠረ። በምድርም ውስጥ በእናንተ እንዳታረገርግ ተራራዎችን ጣለ። በእርሷም ላይ ከተንቀሳቃሽ ነገሮች ሁሉ በተነ። ከሰማይም ውሃን አወረድገው። በእርሷ ውስጥ ከመልካም ዓይነት ሁሉ አበቀልገው። خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاللَّيْلِ فِي الْأَرْضِ رَوْسَىٰ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

11. ይህ ሁሉ የአላህ ፍጡር ነው። እነዚያ ከእርሱ ሌላ ያሉት ምንን እንደ ፈጠሩ እስኪ አሳዩኝ። በዳዮች በእውነት በግልጽ ጥመት ውስጥ ናቸው።

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ ۗ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾

12. ለሉቅማንም ጥበብን በእርግጥ ሰጠነው። አላህን አመስግን አልነዉም። ያመሰገንም ሁሉ የሚያመሰግነው ለራሱ ብቻ ነው። የካደም ሰውም (በራሱ ላይ ነው።) አላህ ተብቃቂና ምስገን ነውና።

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۖ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦٓ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

13. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ሉቅማንም ለልጁ እርሱ የሚገስጸው ሲሆን «ልጄ ሆይ! በአላህ አታጋራ። ማጋራት ታላቅ በደል ነውና።» ያለውን አስታውሱ።

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

14. ሰውንም በወላጆቹ በጎ እንዲያደርግ በጥብቅ አዘዝነው። እናቱ ከድካም በላይ በሆነ ድካም አረገዘችው። ጡት መጣዳዉም በሁለት ዓመት ውስጥ ነው። «ለእኔም ለወላጆችህም አመስግን" በማለትም አዘዝነው። መመለሻው ወደ እኔ ብቻ ነው።

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَذَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَضَّلَهُ ۖ فِي غَامِبٍ أَنِ اشْكُرْ لِي ۖ وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

15. ላንተ በእርሱ እውቀት የሌለህን ነገር በእኔ እንድታጋራ ቢያስገድዱህ አትታዘዘቸው። በቅርቢቱም ዓለም በመልካም ስራ ተወዳጃቸው። ወደ እኔም የተመለሰን ሰው መንገድ ተከተል። ከዚያ መመለሻችሁ ወደ እኔ ነው። ትሰሩት የነበራችሁትንም ሁሉ እንግራችኋለሁ (አልነው)።

وَإِن جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

16. (ሉቅማንም አለ:) «ልጄ ሆይ! የእርሷ (መጥፎም ይሁን በጎ) የሰናፍጭ ቅንጣት ክብደት ያህል እንኳን ብትሆንና በቋጥኝ ውስጥ ወይም በሰማያት ውስጥ ወይም በምድር ውስጥ ብትሆን አላህ ያመጣታል። አላህ ሩህሩህና ውስጠ አዋቂ ነውና።

يُبَيِّنُ لَهَا إِن تَكِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

17. «ልጄ ሆይ! ሰላትን አስተካክለህ ስገድ፤ በበጎ ነገርም እዘዝ ከሚጠላም ሁሉ ከልክል፤ በሚያገኝህም መከራ ላይ ታገስ ይህ በምር ከሚያዙ ወሳኝ ነገሮች ነው።

يُبَيِّنُ أَقِيمِ الصَّلَاةَ ۖ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۖ وَأَصْبِرْ ۖ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

18. «ጉንጭህንም በኩራት ከሰዎች አታዘር። በምድርም ላይ ተንበጥርረህ አትሂድ። አላህ ተንበጥራሪን (ኮራተኛ) ጉረኛን ሁሉ አይወድምና።

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ۖ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

19. «በአካሄድህም መካከለኛ ሁን። ከድምጽህም ዝቅ አድርግ። ከድምፃች ሁሉ አስከፈው የአህዮች ድምጽ ነውና።»

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ۖ وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

20. (ሰዎች ሆይ!) አላህ በሰማያት እና በምድር ፊርድ ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ ለእናንተ ያገራላችሁ፤ ጸጋዎችንም ግልጽም ይሁኑ ድብቅ የሞላላችሁ መሆኑን አታዩምን? ከሰዎች መካከል ያለ በቂ እውቀትና ያለ መሪ፤ ያለ ግልጽ መጽሀፍም፤ ስለ አላህ የሚከራከር አለ።

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾

21. ለእነርሱም «አላህ ያወረደውን ተከተሉ።» በተባሉ ጊዜ «አይደለም በእርሱ ላይ አባቶቻችንን ያገኘንበትን እንከተላለን።» ይላሉ። ሰይጣን (ይህን ተግባር በማስቀጠል) ወደ እሳት ቅጣት የሚጠራቸው ቢሆንም ይከተላቸዋልን?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

22. መልካም ሰሪ ሆኖ ፊቱን ወደ አላህ የሚሰጥ ሁሉ ጠንካራ ገመድን በእርግጥ ጨበጠ። የነገሩ ሁሉ ፍጻሜ ወደ አላህ ብቻ ነው።

* وَمَن يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

23. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በአላህ የካደም ሁሉ ክህደቱ አያሳዝንህ። መመለሻቸው ወደ እኛ ብቻ ነው። ከዚያም የሰሩትንም ሁሉ እንነግራቸዋለን። አላህ በልቦች ውስጥ ያለን ሁሉ ያውቃልና።

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾

24. ጥቂትን ጊዜ እናጣቅማቸዋለን። ከዚያም ወደ ብርቱ ቅጣት እናስገድዳቸዋለን።

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾

25. ሰማያትንና ምድርን የፈጠረ ማን እንደሆነ ብትጠይቃቸው «በእርግጥ አላህ ነው።» ይላሉ። «ምስጋና ሁሉ ለአላህ ብቻ ይገባው።» በላቸው። ይልቁንም አብዛኞቹ አያውቁም።

وَلَمَّا سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

26. በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የአላህ ብቻ ነው። አላህ በራሱ ተብቃቂውና ምስጋኑ ነው።

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾

27. በምድር ያሉ ሁሉ ዛፎች ብዕሮች ቢሆኑ ኖሮ ባህሩም ከእርሱ ማለቅ በኋላ ሰባት ባህሮች የሚጨመሩለት ሆኖ ቀለም ቢሆንና ቢጻፍባቸው የአላህ ቃላት ባላለቀች ነበር። አላህ ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ ነው።

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

28. (ሰዎች ሆይ!) እናንተን መፍጠርና እናንተን መቀስቀስ እንደ አንዲት ነፍስ እንጂ ሌላ አይደለም። አላህ ሁሉን ሰሚና ሁሉን ተመልካች ነው።

مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا نَبْعُثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

29. (የሰው ልጅ ሆይ) አላህ ሌሊትን በቀን ውስጥ የሚያስገባ ቀንንም በሌሊት ውስጥ የሚያስገባ ጸሀይንና ጨረቃንም የገራ መሆኑን አታይምን? ሁሉም እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ይደግሉ:: አላህም በምትሰሩት ሁሉ ውስጠ አዋቂ ነው::

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ لِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿٢٩﴾

30. ይህም የእርሱ (የአላህ) ብቸኛ አምላክነት እውነት በመሆኑ፤ ከእርሱ ሌላ የሚገዙት ጣዖት ሁሉ ውሸት በመሆኑና አላህ የበላይ ታላቅ በመሆኑ ነው::

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

31. (የሰው ልጅ ሆይ!) ከአስደናቂ ምልክቶች ሊያሳዩት መርከቦች በአላህ ችግር በባህር ውስጥ የሚገኝሉ መሆናቸውን አታይምን? በዚህ ውስጥ በጣም ታጋሽ አመስጋኝ ለሆኑ ሁሉ አያሌ ተዓምራት አሉበት::

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُكَ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

32. እንደ ጥላዎች የሆነ ማዕበል በሸፈናቸው ጊዜ ሃይማኖትን ለእርሱ ብቻ ያጠሩ ሆነው አላህን ይጠሩታል:: ወደ የብስ ባዳናቸው ጊዜ ግን ከእነርሱ መካከል ትክክለኛም አለ:: (ከእነርሱም መካከል የሚክድ አለ):: በአናቅጻችንም አታላይና ከዳተኛ የሆነ ሁሉ እንጂ ሌላው አይክድም::

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجٌ كَالظُّلْمِ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ قَلَّمَا تَجَاهَهُمْ إِلَى الْيَمِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

33. እናንተ ሰዎች ሆይ! ጌታችሁን ፍሩ:: ወላጅ ከልጁ በምንም የማይጠቅምበት ልጅም ወላጅን በምንም ጠቃሚ የማይሆንበትን ቀን ፍሩ:: የአላህ ቀጠሮ እውነት ነው:: ቅርቢቱም ህይወት አትሸንግላችሁ:: በአላህ (መታገስም) አታላዩ (ሰይጣን) አያታልላችሁ::

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُؤًا رَبِّكُمْ وَأَخْشَوًا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾

34. አላህ የሰዓቲቱ እውቀት እርሱ ዘንድ ብቻ ነው:: ዝናብንም ያወርዳል:: በማህጸኖችም ውስጥ ያለን ሁሉ ያውቃል:: ማንኛ ይቱም ነፍስ ነገ የምትሰራውን አታውቅም:: ማንኛ ይቱም ነፍስ በየትኛው ምድር እንደምትሞትም አታውቅም:: አላህ አዋቂና ውስጠ አዋቂ ነው::

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

ሱረቱ አስ ሰጅደህ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. አሊፍ፤ ላም፤ ሚይም፤ ① **مَّ**

2. የመጽሐፉ መወረድ ጥርጥር የለበትም። **تَنْزِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ②
 የወረደውም ከዓለማቱ ጌታ ነው።

3. ይልቁንም «ቀጠፈው» ይላሉን? አይደለም። **أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرْتَهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ**
 (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እርሱ ከጌታህ የሆነ እውነት ነው። በእርሱ ካንተ በፊት ከአስፈራሪ ነቢይ ያልመጣባቸውን ሕዝቦች በእርሱ ልታስፈራራበት ያወረደልህ ነው። እነርሱ ሊሞሩ ይከጀላልና። ③

4. አላህ ያ! ሰማያትንና ምድርን በመካከላቸውም ያለውን ሁሉ በስድስት ቀናት ውስጥ የፈጠረ ከዚያም ለክብሩ በሚስማማ መልኩ በዐርሹ ላይ ከፍ ያለ ነው። **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ** ④
 ምንም የላችሁም። አትገሰጹምን?

5. ነገሩን ሁሉ ከሰማይ ወደ ምድር ያዘጋጃል፤ ከዚያም ከምትቆጥሩት (ዘመን) ልኩ ሺህ ዓመት በሆነ ቀን ውስጥ ወደ እርሱ ይወጣል። **يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ** ⑤

6. ይህንን ያደረገው ፍቁንም ቅርቡንም ሁሉ ደግሞ **ذَٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ** ⑥
 አዋቂው፤ ሁሉን አሸናፊና አዛኙ ጌታ ነው።

7. ያ የፈጠረውን ነገር ሁሉ ያሰመረው። የሰውንም **الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ** ⑦
 ፍጥረት ከጭቃ የጀመረው ነው።

8. ከዚያም ዘሮቹን ከተንጣለለ ከደካማ ውሃ የፈጠረ **ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ** ⑧
 ነው።

9. ከዚያም ቅርጹን አስተካከለው። በእርሱ ውስጥም ከመንፈሱ ነፍስ ዘራበት። ለናንተም ጆሮዎችን ዓይኖችንና ልቦችንም አደረገላችሁ። በጣም ጥቂትን ብቻ ታመሰግናላችሁ። **ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِيٍّ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ** ⑨

10. «በምድርም ውስጥ በስብስብ በጠፋን ጊዜ እኛ በአዲስ መፈጠር ውስጥ እንሆናለን?» አሉ። በእውነቱ እነርሱ በጌታቸው መገናኘት ከሐዲያን ናቸው። **وَقَالُوا أَوَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ** ⑩

11. «በእናንተ ላይ የተወከለው መልአክ ሞት ይገድላችኋል። ከዚያም ወደ ጌታችሁ ትመለሳላችሁ።» በላቸው። ﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

12. አመጸኞችም በጌታቸው ዘንድ ራሳቸውን ያቀረቀሩ ሆነው። «ጌታችን ሆይ! አዩን። ሰማንም። መልካምን እንሠራለንና (ወደ ምድረ ዓለም) መልሰን እኛ አረጋጋጭች ነን» የሚሉ ሲሆኑ ብታይ ኖሮ (አስደንጋጭን ነገር ታይ ነበር)። ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُرْسَلُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾

13. በሻንም ኖሮ ነፍስን ሁሉ ቅንነቷን (እምነቷን) በሰጠናት ነበር። ግን ገሀነምን ከአጋንንትና ከሰዎች የተሰበሰቡ ሆነው በእርግጥ እሞላላሁ ማለት ቃሉ ከእኔ ተረጋግጧል። ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَٰكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

14. ይህንንም ቀናችሁን መገናኘትን በመርሳታችሁ ምክንያት ቅጣትን ቅመሱ! እኛ ተውናችሁ። ትሰሩት በነበራችሁትም ጥፋት ዘውታሪን ቅጣት ቅመሱ ይባላሉ። ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

15. በአናቅጾችን የሚያምኑት እነዚያ በእርሷ በተገሰጹ ጊዜ ሰጋጆች ሆነው የሚወድቁትና እነርሱም የማይከሩ ሆነው በጌታቸው ምስጋና (ተጎናጽፈው) የሚያወድሱት ሰዎች ብቻ ናቸው።¹ ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حُورُوا سَاجِدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾

16. ጌታቸውን ለመፍራትና ለመከጀል የሚጠሩት ሆነው ጎኖቻቸው ከመጋደሚያ በታዎቻቸው ይርቃሉ። ከሰጠናቸውም ጸጋ ይለግሳሉ። ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْقًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾

17. ይሰሩት በነበሩት ለመመንዳት ከዓይኖች መርጊያ ለእነርሱ የተደበቀላቸውን ጸጋ ማንኛይቱም ነፍስ አታውቅም። ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

18. አማኝ የሆነ ሰው አመጸኛ እንደሆነ ሰው ነውን? አይስተካከሉም። ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

19. እነዚያ ያመኑና መልካሞችን የሰሩማ ለነሱ ይሰሩት በነበሩት ምክንያት መስተንግዶ ሲሆኑ መኖሪያ ገንቶች አሏቸው። ﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْلُوءِ لَٰكِن لَّا يُكْرَهُ أَن يَقْتُلُوا الْمُؤْمِنَ حَتَّىٰ يَقُولَ إِنَّمَا ظَنَنْتُ أَنِّي مُغْرَبٌ مُّطَهَّرٌ وَلَٰكِن لَّنَّاسٍ سَاهُونَ ﴿١٩﴾

20. እነዚያ ያመኑትም መኖሪያቸው እሳት ናት። ከእርሷ መውጣትን በፈለጉ ቁጥር በእርሷ ውስጥ ይመለሳሉ ለእነርሱም «ያንን በእርሱ ታስተብሉበት የነበራችሁትን የእሳት ቅጣት ቅመሱ» ይባላሉ። ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ائْتُوا اللَّهَ عَرَضًا خَافِئًا يَخِرُّونَ لَهَا خِدْلًا لَّهُمْ ﴿٢٠﴾

¹ እዚህ ሱጁዱትላዋ (የንባብ ሱጁድ) መድረግ ያስፈልጋል። በሰላት ውስጥም ከሰላት ውጪም መድረግ ይወደዳል።

دُوِّقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكذَّبُونَ ﴿٢٠﴾

21. ይመለሱ ዘንድ ከትልቁ ቅጣት በፊት (በዚህ ዓለም) ትንሹን ቅጣት በእርግጥ እናቀምሳቸዋለን።
وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلْوَدِيِّ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

22. በጌታዉም አናቅጽ ከተገሰጸና ከዚያም ከተዋት ሰው ይበልጥ በደለኛ ማነው? (የለም) እኛ ከተንኮለኞቹ ሁሉ ተበቃዮች ነን።
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

23. ሙሳን መጽሐፍን በእርግጥ ሰጠነው። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እርሱን ከመገናኘትህም በመጠራጠር ውስጥ አትሁን። ለኢስራኢል ልጆችም መሪ አደረግነው።
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾

24. በታገሱና በተዓምራታችን የሚያረጋግጡ በሆኑም ጊዜ ከእነርሱ በትዕዛዛችን የሚመሩ መሪዎችን አደረግን።
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمًا يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

25. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ በዚያ ይለያዩበት በነበሩት ነገር ሁሉ በትንሳኤ ቀን በመካከላቸው በፍርድ ይለያል።
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾

26. ከክፍለ ዘመናት ሰዎች ብዙዎችን ያጠፋን መሆናችን በመኖሪያዎቻቸው የሚሄዱ ሲሆኑ እነርሱ አልተገለጸላቸዉምን? በዚህ ውስጥ አያሌ ምልክቶች አሉበት። አይሰሙምን?
أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِمَّنْ أَقْرَبُوا إِلَيْهِمْ يُعْمِلُونَ فِي مَسْكَانِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

27. እኛ ውሃን ወደ ደረቅ ምድር የምንነዳ እንስሶቻቸውና ነፍሶቻቸው ከእርሱ የሚበሉለትንም አዝመራ በእርሱ የምናወጣ መሆናችንን አያዩምን? አይመለከቱምን?
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

28. «ከእውነተኞችም እንደ ሆናችሁ ይህ ፍርድ መቼ ነው።» ይላሉ።
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾

29. «በፍርዱ ቀን እነዚያን የካዱትን ሰዎች እምነታቸው አይጠቅማቸዉም። እነርሱም ጊዜን አይሰጡም።» በላቸው።
قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾

30. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነርሱን ተዋቸው። ተጠባባቅም። እነርሱም ተጠባባቂዎች ናቸውና።
فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴿٣٠﴾

ሱረቱ አል አሕዛብ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. አንተ ነብይ ሆይ! አላህን ፍራ:: ከሐዲያንንና አስመሳዮችንም አትታዘዝ:: አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነውና:: يَتَأْتِيهَا النَّجِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾

2. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከጌታህም ወደ አንተ የሚወረደውን ብቻ ተከተል:: አላህ በምትሰሩት ሁሉ ውስጠ አዋቂ ነውና:: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾

3. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በአላህ ላይ ተመክ:: መመኪያነትም በአላህ ብቻ በቃ:: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾

4. (ሙስሊሞች ሆይ!) አላህ ለአንድ ሰው በሆዱ ውስጥ ሁለትን ልቦች አላደረገም:: እነዚያን «እንደናቶቻችን ጀርባዎች ይሁኑብን» የምትሏቸውን ሚስቶቻችሁንም እናቶቻችሁ አላደረገም:: ልጅ በማድረግ የምታስጠጓቸውንም ልጆቻችሁ አላደረገም:: ይህ በአፎቻችሁ የምትሉት ቃላችሁ ብቻ ነው:: አላህ እውነትን ይናገራል:: ትክክለኛውን መንገድም ይመራል:: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ
وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ أَلْتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

5. (ሙስሊሞች ሆይ!) (ልጅ በማድረግ የምታስጠጓቸውን) በአባቶቻቸው ስም በማስጠጋት ጥሯቸው:: እርሱ አላህ ዘንድ ትክክለኛው መንገድ ነውና:: አባቶቻቸውን ባታውቁም በሃይማኖት ወንድሞቻችሁና ዘመዶቻችሁ ናቸው:: በተሳሳታችሁበት ነገርም በእናንተ ላይ ምንም ኃጢአት የለባችሁም:: ልቦቻችሁ አውቀው በሰራችሁት ስህተት ግን ኃጢአት አለባችሁ:: አላህ መሀሪና አዛኝ ነውና:: أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن
لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

6. ነብይ (ሙሐመድ) ለአማኞች ከነፍሶቻቸው ይበልጥ ቀራቢ ነው:: ሚስቶቹም እናቶቻቸው ናቸው:: የዝምድና ባለቤቶችም ከፈላቸው በከፊሉ ላይ (ለውርስ) በአላህ መጽሐፍ ውስጥ ከአማኞችና ከስደተኞች ይልቅ የተገባቸው ናቸው:: ለወዳጆቻችሁ በኑዛዜ መልካም ስራን ብትሰሩ ግን ይፈቀዳል:: ይህ በአላህ መጽሐፍ ውስጥ ቀድሞውኑ የተመዘገበ ነው:: النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ
أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ
فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا
أَن تَقُولُوا لِي أَوْلِيَاكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكُ
فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

7. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከነብዮችም ካንተም፤ ከኑህም፤ ከኢብራሂምም፤ ከሙሳም፤ ከሞላም ልጅ ዒሳም የጠበቀ ቃልኪዳናቸውን በያዝን ጊዜ (የሆነውን አስታውስ):: ከእነርሱም የከበደን ቃል ኪዳን ያዝን::

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا ﴿٧﴾

8. አለህ እውነተኞችን ከእውነታቸው ሊጠይቃቸው (ይህንን ሰራ):: ለከተዲያንም አሳማሚን ቅጣት አዘጋጅ::

لَيَسْئَلَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا جَاءَهُمُ الْعَذَابُ لَوَ كُفِرْتُمْ بِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾

9. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ብዙ ሰራዊት በመጣባችሁና በእነርሱ ላይ ንፋስንና በአይናችሁ ያለያችሁትን ሰራዊት በላክን ጊዜ ያደረገላችሁን ጸጋ አስታውሱ:: አለህም የምትሰሩትን ተመልካች ነው::

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾

10. ከበላያችሁም ከናንተ በታችም በመጡባችሁ፤ ዓይኖችም በቃበዙ፤ ልቦችም ወደ ላንቃዎች በደረሱና በአለህም መጥፎ ጥርጣሬዎችን በጠረጠራችሁ ጊዜ ያደረገላችሁን ጸጋ (አስታውሱ)::

إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ﴿١٠﴾

11. እዚያ ዘንድ አማኞች ተሞክሩ:: ብርቱን መንቀጥቀጥም ተንቀጠቀጡ::

هُنَالِكَ آتَتْهُنَّ الْمُؤْمِنَاتُ وَزُلْزِلُنَّ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

12. መናፍቆችና እነዚያ በልቦቻቸው ውስጥ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ሁሉ «አለህና መልዕክተኛው ማታለልን እንጂ ሌላን አልቀጠሩንም::» በሚሉም ጊዜ ያደረገላችሁን ውለታ አስታውሱ::

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾

13. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነርሱም የሆነ ቡድን «የየስራብ ሰዎች ሆይ! ለእናንተ ስፍራ የላችሁምና ተመለሱ::» ባሉ ጊዜ (የሆነውን አስታውሱ):: ከእነርሱም መካከል ከፊሎቹ ነውረኛ ሳይሆኑ «ቤቶቻችን ነውረኛ ናቸው::» በማለት ነብዩን ከጡሩ ለመመለስ ፈቃድን ይጠይቃሉ:: መሸሽን እንጂ ሌላን አይፈልጉም::

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

14. በእርሱም ላይ በቤቶቻቸው ከየቀበሌዎ ከጠላት በተገባባትና ከዚያም ከኢስላም መመለስን በተጠየቁ ኖሮ በፍጥነት በሰሯት ነበር :: በእሷ ጥቂትን ጊዜ እንጂ አይቆይም ነበር ::

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾

15. ጀርባዎችንም ላያዙና ከዚያም በፊት በእርግጥ አለህን ቃል ኪዳን የገቡ ነበሩ:: የአለህም ቃል ኪዳን የሚጠየቁበት ትልቅ ሀላፊነት ነው::

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ إِلَّا الْأَذْبُرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

16. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ከሞት ወይም ከመገደል ብትሸሹ መሸሻችሁ ፈጽሞ አይጠቅማችሁም። ያን ጊዜም ጥቂትን እንጂ የምትጠቀሙ አትደረጉም።» በላቸው።

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُنْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾

17. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) (ሙስሊምቶች ሆይ!) «አላህ በእናንተ ላይ ክፍን ነገር ቢሻ ያ ከአላህ የሚጠብቃችሁ ማን ነው? ወይም ለእናንተ እዝነትን ቢፈልግ ክፉ የሚያመጣባችሁ ማን ነው?» በላቸው። ከአላህም ሌላ ለእነርሱ ወዳጅም ሆነ ረዳት አያገኙም።

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾

18. ከናንተ ውስጥ የሚያደናቅፉትን ለውንድሞቻቸው «ወደ እኛ ኑ» የሚሉትን፤ ውጊያም ጥቂትን እንጂ የማይመጡትን በእርግጥ አላህ ያውቃቸዋል።

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْوِيَّةَ مِنْكُمْ وَالْقَابِلِينَ﴾
﴿لَا خَوْنِيَهُمْ هَلَمْ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٨﴾

19. (አማኞች ሆይ!) በእናንተ ላይ እርዳታን የነፈጉ ሆነው እንጂ የማይመጡትን፤ ሽብርም በመጣ ጊዜ እንደዚያ ከሞት መከራ በእርሱ ላይ የሚሸፍን አደጋ እንደ ወደቀበት ዓይኖቻቸው ወዲያና ወዲህ የምትንከራተት ሆና ወደ አንተ ሲመለከቱ ታያቸዋለህ። ሽብርም በሄደ ጊዜ በገንዘብ ላይ የሚሰሩ ሆነው በተቡ ምላሶች ይነድፉኝኋል። እነዚያ አላመኑም። ስለዚህ አላህ ስራዎቻቸውን አበላሸ። ይህም በአላህ ላይ ገር ነው።

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغَسِّقُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ جِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾

20. (መናፍቆች) አህዛብን አልሄዱም ብለው ያስባሉ አህዛቦችም ቢመጡ እነርሱ በዘላኖች ውስጥ በገጠር የራቁ ሊሆኑ ይመኛሉ። (ከዚያም) ከወሬዎቻችሁ ይጠይቃሉ። በእናንተ ውስጥ በነበሩም ኖሮ ጥቂትን እንጂ አይዋጉም ነበር።

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابَ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

21. (አማኞች ሆይ!) ከናንተ መካከል አላህንና የመጨረሻውን ቀን የሚከፏል ለሆነና አላህንም በብዙ ለሚያወሳ ሰው ሁሉ በአላህ መልዕክተኛ መልካም መከተል አላችሁ።

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

22. አማኞችም አህዛብን ባዩ ጊዜ «ይህ አላህና መልዕክተኛው የቀጠሩን ነው። አላህና መልዕክተኛውም እውነትን ተናገሩ።» አሉ። ይህ እምነትንና መታዘዝንም እንጂ ሌላን አልጨመረላቸውም።

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

23. ከአማኞች መካከል በእርሱ ላይ ለአላህ ቃል ኪዳን የገቡበትን በእውነት የፈጸሙ ወንዶች አሉ። ከእነርሱም ስለቱን የፈጸመ ለሃይማኖቱ የተገደለም አለ። ከእነርሱም መካከል ገና የሚጠባበቅ አለ። የገቡትን ቃል መለወጥንም አለወጡም።

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

24. አላህ እውነተኞችን በእውነተኛነታቸው ሊመነጻ፤ አስመሳዮችንም ቢፈልግ ሊቀጣ ወይም ቢመለሱ በእነርሱ ላይ ጸጸታቸውን ሊቀበል ይህን አደረገ። አላህ መሃሪና አዛኝ ነውና።

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

25. እነዚያንም በአላህ የካዱትን በቁጭታቸው የተሞሉ መልካምን ነገር ያላገኙ ሆነው አላህ መለሳቸው። አማኞቹንም አላህ መጋደልን በቃቸው። አላህም ብርቱና ሁሉን አሸናፊ ነውና።

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ﴿٢٥﴾

26. እነዚያንም ከመጽሐፍ ባለቤቶች አህዛቦችን የረዷቸውን (ቁረይዚን) ከምሽጎቻቸው አወረዳቸው። በልቦቻቸውም ውስጥ መባባትን ጣለባቸው። ከፊሉን ትገድላላችሁ፤ ከፊሉንም ትማርካላችሁ።

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِبِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾

27. ምድራቸውንም ቤቶቻቸውንም ገንዘቦቻቸውንም ገና ያልረገጡትንም ምድር አወረሳችሁ። አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነውና።

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَّعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

28. አንተ ነብይ ሆይ! ለሚስቶችህ (እንዲህ) በላቸው፡ «ቅርቢቱን ህይወትና ጌጧን የምትፈልጉ እንደ ሆናችሁ ኑ። አጣቀማችኋለሁና መልካምንም መፍታት እፈታችኋለሁና።

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَرَئَيْتَنَّهُمْ فَبَعَلْنَ أَمْعَكْنَ وَأَسْرَحَكْنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾

29. «አላህንና መልዕክተኛውን የመጨረሻይቱን አገርም የምትፈልጉ ከሆናችሁ እነሆ አላህ ከናንተ ለመልካም ሰሪዎቹ ትልቅን ምንዳ አዘጋጅቷል።»

وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

30. እናንተ የነብይ ሚስቶች ሆይ! ከናንተ ውስጥ ግልጽ የሆነን መጥፎ ስራ የምትሰራ ሴት ቅጣቷ ሁለት እጥፍ ሆኖ ይነባበርባታል። ይህም በአላህ ዘንድ ገር ነው።

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِي مِنكُنَّ بِفَحْشَةٍ مُّبِينَةٍ يُصْعَقُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

31. ከናንተም መካከል ለአላህና ለመልዕክተኛው የምትታዘዝ መልካም ስራንም የምትሰራ ሴት ምንዳዋን ሁለት ጊዜ እንሰጣታለን። ለእርሷም የከበረን ሲሳይ አዘጋጅተንላታል።

* وَمَن يَفْعَلْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

32. እናንተ የነቢዩ ሚስቶች ሆይ! እንደ ማናቸውም ሴቶች አይደላችሁም። አላህን ብትፈሩ ትበልጣላችሁ። በልቡ ውስጥ በሽታ ያለበት እንዳይከጅል በንግግር እንኳን አትለስልሱም። መልካምንም ንግግር ተናገሩ።

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَيْسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ إِن تَتَّقِينَ فَلَآ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

33. በቤቶቻችሁም ውስጥ እርጉ። እንደ ፊተኛይቱ መሃይምነት ጊዜ መገላለጥም (በመጌጥ) አትገለጡ። ሰላትንም በደንቡ ስገዱ። ዘካንም ስቡ። አላህንና መልክተኛውንም ታዘዙ። የነብዩ ቤተሰቦች ሆይ! አላህ የሚሻው ከናንተ ላይ ርክሶትን ሊያስወግድና ማጥራትንም ሊያጠራችሁ ብቻ ነው።

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

34. ከአላህ አናቅጽና ከጥበቡም በቤቶቻችሁ የሚነበበውን አስታውሱ። አላህ እዝነቱ ረቂቅና ውስጠ አዋቂ ነው።

وَأَذْكُرَنَّ مَا بُشِّرْتُمْ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

35. ሙስሊም ወንዶችና ሙስሊም ሴቶች፤ ምእምናንና ምዕመናንም፤ ታዛዦች ወንዶችና ታዛዦች ሴቶችም፤ እውነተኛ ወንዶችና እውነተኛ ሴቶችም፤ ታጋሽ ወንዶችና ታጋሽ ሴቶችም፤ አላህን ፈሪ ወንዶችና አላህን ፈሪ ሴቶችም፤ መጽዋች ወንዶችና መጽዋች ሴቶችም፤ ጁሚ ወንዶችና ጁሚ ሴቶችም፤ ካልተፈቀደ ስራ ብልቶቻቸውን ጠባቂ ወንዶችና ጠባቂ ሴቶችም፤ አላህን በብዙ አውሺ ወንዶችና አውሺ ሴቶችም አላህ ለእነርሱ ምህረትንና ታላቅን ምንዳ አዘጋጅቶላቸዋል።

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

36. አላህና መልዕክተኛው በአንድ ነገር ላይ በወሰኑ ጊዜ ለምዕምናንና ለምዕመናን ከተነገራቸው ከመቀበል ወጭ ምንም ምርጫ ሊኖራቸው አይገባም። የአላህንና የመልክተኛውን ትእዛዝ የጣሰ ሰው ሁሉ ግልጽ የሆነን መሳሳት በእርግጥ ተሳሳተ።

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صِلًا سَلِيلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

37. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለዚያም አላህ በእርሱ ላይ ለላገሰለትና አንተም (ነጻ በማውጣት) በእርሱ ላይ ለላገስክለት ሰው አላህ ገላጭ የሆነን ነገር በነፍስህ ውስጥ የምትደብቅና አላህን ልትፈራው ይልቅ የተገባው ሲሆን ሰዎችን የምትፈራ ሆነህ «ሚስትህን ያዝ። አላህንም ፍራ» በምትል ጊዜ (የሆነውን አስታውስ)። ዘይድም ከእርሷ ጉዳዩን በፈጸመ ጊዜ በምዕመናን ላይ ልጅ አድርገው

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ

ባስጠጓቸው ሰዎች ሚስቶች ከእነርሱ ጉዳይን በፈጸሙ ጊዜ በማግባት ችግር እንዳይደርስባቸው እርሷን አጋባንህ (ዳርንህ):: የአላህም ትእዛዝ ተፈጻሚ ነው::

أَلَمْؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاجٍ أَدْعِيَابِهِمْ إِذَا فَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

38. በነብዩ ላይ አላህ ለእርሱ በፈረደው ነገር ምንም ችግር ሊኖርበት አይገባም:: በእነዚያ ከዚያ በፊት ባለፉት ነብያት አላህ ደነገገው:: የአላህም ትእዛዝ የተፈረደ ፍርድ ነው::

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾

39. ለእነዚያ የአላህን መልዕክቶች ለሚያደርሱና ለሚፈሩት ከአላህ በስተቀርም አንድንም ለሚይፈሩት ተደነገገ:: ተቆጣጣሪነትም በአላህ በቃ::

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

40. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) ሙሐመድ ከወንዶቻችሁ የአንዱም ሰው አባት አይደለም:: ግን የአላህ መልዕክተኛና የነብያት መደምደሚያ ነው:: አላህ በነገሩ ሁሉ አዋቂ ነው::

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

41. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህን ብዙ ማውሳትን አውሱት::

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

42. በቀኑ መጀመሪያና መጨረሻም አጥሩት::

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

43. እርሱ ያ በእናንተ ላይ እዝነትን የሚያወርድ ነው:: መላእክቶችም እንደዚሁ ምህረትን የሚለምኑላችሁ ናቸው:: ከጨለማዎች ወደ ብርሃን ያወጣችሁ ዘንድ (ያዝንላችኋል):: ለትክክለኛ አማኞችም በጣም አዛኝ ነው::

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

44. በሚገናኙበት ቀን መከባበሪያቸው ሰላም መባባል ነው:: ለእነርሱም የከበረን ምንዳ አዘጋጅቶላቸዋል::

يَحْيِيْنَهُمْ يَوْمَ يَقُوْنَهُ سَلَمًا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾

45. አንተ ነብይ ሆይ! እኛ መስከረ አብሳሪና አስፈራሪ አድርገን ላክንህ::

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾

46. ወደ አላህም በፈቃዱ ጠሪ፣ አብሪና ብርሃን አድርገን ላክንህ::

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾

47. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አማኞችንም ከአላህ ዘንድ ለእነርሱ ታላቅ ችሮታ ያላቸው መሆኑን አብስራቸው::

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَرِيمًا ﴿٤٧﴾

48. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከሐዲያንና አስመሳዮችንም አትታዘዛቸው ማሰቃዮታቸውንም (ለአላህ) ተው:: በአላህም ላይ ተጠጋ:: በመጠጊያነትም አላህ በቃ::

وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾

49. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ምዕመናትን ባገባችሁና ከዚያም ሳትነኳቸው በፊት በፈታችኋቸው ጊዜ ለናንተ በእነርሱ ላይ የምትቆጥሩዋት ዒዳ ምንም የላችሁም። ሆኖም አጣቅሟቸው (ጉርሻ ስጧቸው)። መልካም ማሰናበትንም አሰናብቷቸው።

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
نَمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

50. አንተ ነብይ ሆይ! እነዚያን መሀሮቻቸውን የሰጠሃቸውን ሚስቶችህን፤ አላህ ባንተ ላይ ከመለሰልሀም ሴቶች መካከል እነዚያን እጅህ የጨበጠቻቸውን ምርኮኞች ሴቶች፤ እነዚያን ካንተ ጋር የተሰደዱትን የአጎቶችህንና፤ የአክስቶችህን ሴት ልጆች (እንደዚሁም) የእናትህ ወንድም ሴት ልጆችና የእናትህ እህት ሴት ልጆች ማግባትን ላንተ ፈቅደንልሃል። ማንኛውም በአላህ ያመነች ሴት ራሷን ለነብዩ ብትሰጥ ነብዩ ሊያገባት የፈለገ እንደ ሆነ ከአማኞች ሌላ ላንተ ብቻ የተሰጠ መብት ሲሆን ፈቀድንልህ። በአማኞች ላይ በሚስቶቻቸውና እጆቻቸው በጨበጧቸው ባሮች ነገር ግዴታ ያደረግንባቸውን በእርግጥ አውቀናል። ባንተ ላይ ችግር እንዳይኖር ያለፉትን ፈቀድንልህ። አላህ መሃሪና አዛኝ ነው።

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي
ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا
أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ
عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي
هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ
نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا
مَا فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ فِي أَزْوَاجِكُمْ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

51. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነርሱ መካከል የምትፈልጋትን ታቆያለህ ። የምትፈልጋትንም ወደ አንተ ታስጠጋለህ። በመፍታት ከአራቅሃትም የፈለግሃትን በመመለስ ብታስጠጋ ባንተ ላይ ታጢአት የለብህም። ይህ ዓይኖቻቸው ወደ መርጋት ወደ አለማዘናቸውም ለሁሉም በሰጠሃቸው ነገር ወደ መውደዳቸውም በጣም የቀረበ ነው። አላህም በልቦቻችሁ ውስጥ ያለውን ሁሉ ያውቃል። አላህ ሁሉን አዋቂና ታጋሽ ነው።

*تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْتَى إِلَيْكَ مَنْ
تَشَاءُ وَمَنْ أَبْتَعْتِ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأِ عَنِتَّهُنَّ وَلَا يُحْرَجْنَ
وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾

52. ከእነዚህ በኋላ እጅህ ከጨበጠቻቸው ባሮች በስተቀር ሴቶች ላንተ አይፈቅዱልህም ከሚስቶችም መልካቸው ቢደንቅህም እንኳን በእነርሱ ልትለውጥ አይፈቀድልህም። አላህ በነገሩ ሁሉ ተጠባባቂ ነው።

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ
بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا
مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
رَقِيبًا ﴿٥٢﴾

53. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! መድረሱን የማትጠባበቁ ስትሆኑ ወደ ምግብ ካልተፈቀደላችሁ በስተቀር የነብዩን ሴቶች በምንም ጊዜ አትግቡ ግን በተጠራችሁ ጊዜ ግቡ በተመገባችሁም ጊዜ ወዲያውኑ ተበተኑ። ለወግ የምትጫወቱ ሆናችሁም

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ
إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظْرٍ
إِنَّهُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا
طَعَمْتُمْ فَأَنْشِرُوا وَلَا مُسْتَفْسِدِينَ لِحَدِيثٍ

አትቆይ። ይሃችሁ ነብዩን በእርግጥ ያስቸግራል። ከናንተም ያፍራል። ግን አላህ ከእውነት አያፍርም። እቃንም ለመዋስ በጠየቃችኋቸው ጊዜ ከመጋረጃ ኋላ ሆናችሁ ጠይቋቸው። ይሃችሁ ለልቦቻችሁም ለልቦቻቸውም የበለጠ ንጽህና ነው። የአላህንም መልክተኛ ልታስቸግሩ ሚስቶቹንም ከእርሱ በኋላ ምንጊዜም ልታገቡ ለእናንተ አይገባችሁም። ይሃችሁ አላህ ዘንድ ከባድ ኃጢአት ነው።

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤَدَّىٰ إِلَيْكَ فَيَسْتَجِيبُ ۖ مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَجِيبُ مِنْ أَحَقٍّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنَكِّحُوا أَرْوَاحَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

54. ማንኛውንም ነገር ብትገልጹ ወይም ብትደብቁት በእርሱ ይመነጻችኋል። አላህ ነገሩን ሁሉ አዋቂ ነውና።

إِنْ تُبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

55. (የነብዩ ሚስቶች) በአባቶቻቸው፣ በወንዶች ልጆቻቸውም፣ በወንድሞቻቸውም፣ በወንድሞቻቸው ወንዶች ልጆችም፣ በእኅቶቻቸው ወንዶች ልጆችም፣ ምዕመናት በሆኑት በሴቶቻቸውም በጨባጧቸውም ባሮች (አጠገብ ቢገለጡ) በእነርሱ ላይ ምንም ኃጢአት የለባቸውም። (ሴቶች ሆይ!) (ታዘዙ)። አላህን ፍሩ። አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ መስካረ ነውና።

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۚ وَأَتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

56. አላህና መላዕክቱ በነብዩ (ሙሐመድ) ላይ የአክብሮት እዝነትን ያወርዳሉ። እናንተ ያመናችሁ ሆይ! በእርሱ ላይ የአክብሮት እዝነትን አውርዱ። የማክበርን ሰላምታንም ሰላም በሉ።

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

57. እነዚያ አላህንና መልክተኛውን የሚያስከፋ በቅርቢቱ ዓለምም ሆነ በመጨረሻይቱ ዓለም አላህ ረግሟቸዋል። ለእነርሱም አዋራጅን ቅጣት ደግሰላቸዋል።

إِنَّ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾

58. እነዚያም አማኞችና ምዕመናትን ባልሰሩት ነገር በመዝለፍ የሚያሰቃዩ ዕብላትንና ግልጽ ኃጢአትን በእርግጥ ተሸከሙ።

وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَغِيْرُ مَا كُتِبَ لَهُمْ سَبُّوا فَمَنْ أَتَمَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَإِنَّمَا مُسِيْنًا ﴿٥٨﴾

59. አንተ ነብይ ሆይ ! ለሚስቶችህ ለሴቶች ልጆችህም ለትክክለኛ አማኞች ሚስቶችም ከመከናወኑያቸው በላያቸው ላይ እንዲለቁ ንገራቸው። ይህ እንዳይታወቁና በባለጌዎች እንዳይደፈሩ ለመሆን በጣም የቀረበ ነው። አላህ መሃሪና አዛኝ ነውና።

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لَأَرْوِجَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيْبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْدَيْنَنَّ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَٰفُوْرًا رَءِيْمًا ﴿٥٩﴾

60. አስመሳዮችና እነዚያ በልቦቻቸው ውስጥ (የአመንገዥነት) በሽታ ያለባቸው በመዲናም ውስጥ (በወሬ) አሸባሪዎቹ ከዚህ ስራቸው ባይከለክሉ በእነርሱ ላይ በእርግጥ እንቀሰቅስሃለን ከዚያ በእርሷ ውስጥ ጥቂትን እንጂ አይሳራቡቱህም።

﴿لَيْنَ لَمْ يَنْتَهَ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ ٦٠

61. የተረገሙ ሆነው እንጂ አይሳራቡቱህም። በየትም ስፍራ ቢገኙ ይያዛሉ። መገደልንም ይገደላሉ።

﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تَقِفُوا أَخَذُوا وَقَتَلُوا تَقَاتِلًا﴾ ٦١

62. እነዚህ ህጎች በእነዚያ ከዚህ በፊት ባለፉት ህዝቦች ላይ የደነገጋቸው የአላህ ድንጋጌ ናቸው። ለአላህም ድንጋጌዎች ደግሞ ፈጽሞ መለወጥን አታገኝም።

﴿سَاءَ اللَّهُ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ ٦٢

63. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ሰዎች ከሰዓቲቱ ይጠይቁሃል። «እውቀቷ አላህ ዘንድ ብቻ ነው።» በላቸው። የሚያሳውቅህም ምንድን ነው! ሰዓቲቱ በቅርብ ጊዜ ልትሆን ይከጀላል።

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ ٦٣

64. አላህ ከሐዲያንን በእርግጥ ረግሟቸዋል። ለነርሱም የተገመቱትን እሳት አዘጋጅቷል።

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ ٦٤

65. በእርሷ ውስጥ ዘለዓለም ዘውታሪዎች ሲሆኑ ወዳጅም ረዳትም አያገኙም።

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يُجْدُونَ وَلَا نَصِيرًا﴾ ٦٥

66. ፊቶቻቸው በእሳት ውስጥ በሚገለባበሱ ቀን «ዋ ምኞታችን! አላህን በተገዛን መልክተኛውንም በታዘዝን ኖሮ» እያሉ ይጸጸታሉ።

﴿يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ ٦٦

67. ይላሉም «ጌታችን ሆይ! እኛ ጌቶቻችንንና ታላላቆቻችንን ታዘዝን መንገዱንም አሳሳቱን።

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَصَلْنَا السَّبِيلَا﴾ ٦٧

68. «ጌታችን ሆይ! ከቅጣቱ እጥፍን ስጣቸው ታላቅን እርግጫንም እርግጫቸው።»

﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَنُتُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ ٦٨

69. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! እንደ እነዚያ ሙሳን እንዳሰቃዩት ሰዎች አትሁኑ ከሉትም ነገር ሁሉ አላህ አጠራው። አላህም ዘንድ ባለሞገስ ነበር።

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ ٦٩

70. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህን ፍሩ። ትክክለኛን ንግግርም ተናገሩ።

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ٧٠

71. ስራዎቻችሁን ለእናንተ ያበጅላችኋልና ታጢአቶቻችሁንም ለእናንተ ይምርላችኋል። አላህንና መልዕክተኛውን የሚታዘዝ ሁሉ በእርግጥ ታላቅን እድል አገኘ።


﴿يُضِلِحْ لَكُمْ أَعْيُنَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ٧١

72. እኛ አደራን በሰማያት በምድር እና በተራራዎች ላይ አቀረብናች:: መሸከሚንም እንቢ አሉ ከእርሷም ፈሩ:: ሰው ግን ተሸከማት እርሱ በጣም በደለኛና ተሳታፊ ነውና::

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

73. ወንዶች አስመሳዮችንና ሴቶች አስመሳዮችን ወንዶች አጋሪዎችንና ሴቶች አጋሪዎችንም አላህ ሊቀጣ በምዕመናንና በምዕመናትም ላይ አላህ ንስሃን ሊቀበል (አደራዋን ሰው ተሸከማት):: አላህ መሃሪና አዛኝ ነውና::

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾



ሱረቱ ሰበእ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ምስጋና ሁሉ ለዚያ በሰማያትም ያለው በምድርም ያለው ሁሉ የእርሱ ለሆነው ለአላህ ብቻ ይገባው:: በመጨረሻይቱም ዓለም ምስጋና ሁሉ ለእርሱ ብቻ ነው:: እርሱም ጥበበኛና ውስጠ አዋቂው ነው::

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحُكْمُ فِي الْأَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١﴾

2. አላህ በምድር ውስጥ የሚገባውን ሁሉ ከእርሷ የሚወጣውንም ከሰማይም የሚወርደውን በእርሷ ውስጥ የሚያርገውንም ሁሉ ያውቃል:: እርሱም አዛኝና መሃሪ ነው::

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

3. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ በአላህ የካዱትም ሰዎች «ሰዓቲቱ አትመጣብንም» አሉ:: «ጉዳይ እንዳሰባችሁት አይደለም:: ፍቁን ሁሉ አዋቂ በሆነው ጌታዬ እምላለሁ:: በእርግጥ ትመጣባችኋለች:: የብናኝ ክብደት ያክል እንኳ በሰማያትና በምድር ውስጥ ከእሱ አይሰወርም አይርቅም:: ከዚህ ያነሰም ሆነ የበለጠ የለም በግልጹ መጽሐፍ ውስጥ የተመዘገበ ቢሆን እንጂ::» በላቸው

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعُرٌ مِّنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾

4. እነዚያን ያመኑትንና መልካም የሰሩትን ሊመነዳ ሰዓቲቱ ትመጣባችኋለች:: እነዚያ ለእነርሱ ምህረትና የከበረ ሲሳይ አለላቸው::

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

5. እነዚያም የሚያመልጡ መስሏቸው አናቅጻችንን ለማፍረስ የጣሩ እነዚያ ለእነርሱ ከመጥፎ ቅጣት የሆነ አሳማሚ ስቃይ አለባቸው::

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ ﴿٥﴾

6. እነዚያም እውቀትን የተሰጡት ያንን ከጌታህ ወደ አንተ የተወረደውን እውነትና አሸናፊ ምስገን ወደ ሆነው የአላህ መንገድ የሚመራ መሆኑን ያውቃሉ።

وَبَرَى الَّذِينَ أَوْثُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾

7. እነዚያም በአላህ የካዲት አሉ። «(ሙታችሁ) ሙሉ መበጣጠስን በተበጣጠሳችሁ ጊዜ በአዲስ መፈጠር ውስጥ ትሆናላችሁ ብሎ የሚነግራችሁን ሰው እናሳያችሁን?

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُنَدِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُبَدِّئُكُمْ إِذَا مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمْرَقٍ إِنَّكُمْ لَعَبْدٌ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾

8. «በአላህ ላይ ውሸትን ቀጠፈን? ወይስ በእርሱ እብደት አለበት?» አሉ። እንዳሉት አይደለም። እነዚያ በመጨረሻይቱ ዓለም የሚያምኑት በእርሷ በቅጣት ውስጥ የሚሆኑና አሁንም በራቀ ስህተት ውስጥ ናቸው።

أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْعَبِيدِ ﴿٨﴾

9. ከሰማይና ከምድር በፊታቸውና በኋላቸው ወደ አለው ሁሉ አይመለከቱምን? ብንሻ እኮ በእነርሱ ምድርን እንደረምስባቸዋለን ። ወይም በእነርሱ ላይ ከሰማይ ቁራጭን እንጥልባቸዋለን። በዚህ ውስጥ ወደ ጌታው ተመላሽ ለሆነ ባረያ ሁሉ ታላቅ ምልክት አለበት።

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِن نَّشَاءُ نَحْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطْ عَلَيْهِم كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٩﴾

10. ለዳውድም ከእኛ የሆነን ችሮታ በእርግጥ ሰጠነው። (አልንም) ተራራዎች ሆይ! ከእሱ ጋር ውዳሴን መላልሱ። በራሪዎችንም (ገራንለት)። ብረትንም ለእሱ አለዘብንለት።

*وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِمَّا فِضْلًا بَنِيَّالْ أَوِي مَعَهُ وَالظَّالِمُونَ وَأَلْنَا لَهُ الْحُدَيْدَ ﴿١٠﴾

11. ሰፋፊዎችን ጥሩሮዎች ስራ። በአሰራርዎም መጥን። መልካምንም ስራ ስሩ። እኔ የምትሰሩትን ነገር ሁሉ ተመልካች ነኝና (አልነው)።

أَن أَعْمَلَ سَيِّئَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرِّ ۗ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

12. ለሱለይማንም ንፋስን የቀትር በፊት ጉዞዋ የወር መንገድ፤ የቀትር በኋላ ጉዞዋም የወር መንገድ ሲሆን ገራንለት። የነሀስንም ምንጭ ለእርሱ አፈሰስንለት። ከአጋንንቶችም በጌታው ፈቃድ በፊቱ የሚሰሩትን (አደረግንለት)። ከእነርሱም ውስጥ ከትእዛዛችን ዝንፍ የሚል ከነዳጅ እሳት ቅጣት እናቀምሰዋለን።

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۗ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۗ وَمِنَ الْجَبِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَأْذَنُ بِرَبِّهِ ۗ وَمَن يَبْزُغْ مِنْهُم عَنْ أَمْرِنَا نَذِقُهُ مِّنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾

13. ከምኩራቦች፤ ከምስሎችም እንደ ገንዳ ከሆነ ገበታዎችም፤ ከተደላደለ ታላላቅ ድስቶችም የሚሻውን ሁሉ ይሰሩለታል። (አልናቸዉም)። «የዳውድ ቤተሰቦች ሆይ! በጣም አመስጋኞች ሆናችሁ ለጌታችሁ ስሩ።» ከባሮቼ ውስጥ አመስጋኞቹ ጥቂቶች ናቸው።

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ ۗ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ ۗ أَعْمَلُوا ۗ ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ ﴿١٣﴾

14. በእርሱም ላይ ሞትን በፈጸምንበት ጊዜ መሞቱን ብትሩን የምትብላ ተንቀሳቃሽ ምስጥ እንጂ ሌላ አላመለከታቸውም። በወደቀ ጊዜም አጋንንቶች ሩቅን ሚስጥር የሚያውቁ በሆነ ኖሮ በአዋራጅ ስቃይ ውስጥ የማይቆዩ እንደነበሩ ተረዱ።

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِمْ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَاتِهِمْ ۗ فَلَمَّا حَرَ تَبَيَّنَتْ لِمَنِ الْأَنْزَالُ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

15. ለሰበእ ነገዶች በመኖሪያቸው በእውነት አስደናቂ ምልክት ነበራቸው። ከግራና ከቀኝ ሁለት አትክልቶች ነበሯቸው። «ከጌታችሁ ሲሳይ ብሉ ለእርሱም አመስግኑ። አገራችሁ ውብ አገር ናት። ጌታችሁም መሃሪ ጌታ ነው» ተባሉ።

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُنُوزٌ مِنْ رَزَقٍ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُمْ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

16. አላህን ከማመስገን ዘሩም። በእነርሱም ላይ የግድቡን ጎርፍ ለቀቅንባቸው። በሁለቱ አትክልቶቻቸውም ሌሎች ሁለትን አትክልቶች ባለ መርጋጋ ፍሬዎችን ባለ ጣዶቻና ከቁርቁራም ባለ ጥቂት ዘፎችን ለወጥናቸው።

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾

17. በመካዳቸው ምክንያት ይህንን መነዳናቸው። (እንደዚህ ያለውን ቅጣት) በጣም ከሓዲ ለሆነ ሰው ብቻ እንጂ ለሌላው እንሰጣለን?

ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِيهِ إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٧﴾

18. በእነርሱና በዚያች በውስጧ በረከትን ባደረግንባት አገር (በሻም) መካከልም ተከታታይ መንደሮችን (ቅጥልጥል ከተሞች) አደረግን። በእርሷም ጉዞን ወሰንን። «በሌሊቶችም ሆነ በቀኖች ውስጥ ጸጥተኞች ሆናችሁ ተጓዙ» (አልን)።

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَهْرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالٍ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾

19. «ጌታችን ሆይ! በጉዞዎቻችን መካከል አራርቅልን» አሉም። ነፍሶቻቸውንም በደሉ። መገረሚያ ወሬዎችም አደረግናቸው። መበታተንንም ሁሉ በታተንናቸው። በዚህ ውስጥ በጣም ታጋሽና አመስጋኝ ለሆነ ሁሉ ብዙ መገለጫዎች አሉበት።

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرْقُتَهُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾

20. ዲያብሎስም በእነርሱ ላይ ምሽቱን በእርግጥ ፈጸመ። እናም ከአመኑት የሆኑት ቡድኖች በስተቀር ተከተሉት።

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

21. በመጨረሻይቱም ዓለም የሚያምነውን ከዚያ እርሱ ከእርሷ በመጠራጠር ውስጥ ከሆነው ሰው ላይተን እንድናውቅ እንጂ በእነርሱ ላይ ለእርሱ ምንም ስልጣን አልነበረውም። ጌታህም በነገሩ ሁሉ ላይ ተጠባባቂ ነው።

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾

22. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እነዚያን ከአላህ ሌላ አማልክት ብላችሁ የምታስቧቸውን ጥሩ። በሰማያትም ሆነ በምድር ውስጥ የብናኝ

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي

ክብደት ያህል እንኳ ምንም አይችሉም። ለእነርሱም በሁለቱም ውስጥ ምንም ሽርክና የላቸውም። ከእነርሱም ለእርሱ ምንም አጋዥ የለውም።። በላቸው።

الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

23. ምልጃም እርሱ ለፈቀደለት ሰው ብቻ ቢሆን እንጂ እሱ ዘንድ ምንም አትጠቅምም። ከልቦቻቸው ላይ ድንጋጤው በተገለጠ ጊዜ ተማላጆቹ «ጌታችሁ ምን አለ?» ይላሉ። አማላጆቹም፡ «እውነትን አለ። እርሱም ከፍተኛውና ታላቁ ጌታ ነው።» ይላሉ።

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفِيعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۗ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

24. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ)፤ «ከሰማያትና ከምድር ሲሳይን የሚሰጣችሁ ማነው?» በላቸው። «አላህ ነው እኛ ወይም እናንተ በትክክለኛው መንገድ ላይ ወይም በግልጽ መሳሳት ውስጥ ነን።» በላቸው።

* قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ قُلْ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

25. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ከጠፋነው ጥፋት አትጠየቁም። ከምትሰሩትም ስራ አንጠየቅም።» በላቸው።

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

26. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ጌታችን በመካከላችን ይሰበስባል። ከዚያም በመካከላችን በእውነት ይፈረዳል። እርሱም በትክክል ፈራጁና አዋቂው ነው።» በላቸው።

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

27. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እነዚያን ተጋሪዎች አድርጋችሁ በእሱ ያስጠጋችኋቸውን ጣዖታት እስቲ አሳዩኝ። ተው አታጋሩ። በእውነት እርሱ አሸናፊውና ጥበበኛው አላህ ነው።» በላቸው።

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ ۗ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

28. አንተንም ለሰዎች ሁሉ በመላ አብሳሪና አስፈራሪ አድርገን ቢሆን እንጂ አልላክንም። ግን አብዛኞቹ ሰዎች አያውቁም።

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

29. «እውነተኛችንም እንደ ሆናችሁ ይህ ቀጠሮ መቼ ነው?» ይላሉ።

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾

30. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ለእናንተ ከእርሱ አንዳችንም ሰዓት የማትዘገዩበት የማትቀድሙበትም የቀጠሮ ቀን አላችሁ።» በላቸው።

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعْجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

31. እነዚያም የካዱት «በዚህ ቁርአንና በዚያ ከበፊቱ ባለውም መጽሐፍ በጭራሽ አናምንም።» አሉ። በዳዮችም ከፈላቸው ወደ ከፊሉ ንግግርን የሚመለሱ ሆነው በጌታቸው ዘንድ በሚቆሙ ጊዜ ብታይ ኖሮ አስደናቂን ነገር ታይ ነበር። እነዚያ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْتُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ

የተዋረዱት ለእነዚያ ለኮሩት «እናንተ ባልነበራችሁ ባይኖሩ ትክክለኛ አማኞች በሆንን ነበር።» ይላሉ።

بَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضِعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

32. እነዚያ የኮሩት ለእነዚያ ለተዋረዱት «ትክክለኛው እምነት ከመጣላችሁ በኋላ እኛ ከለከልናችሁን? አይደለም። እናንተው ከሐዲያን ነበራችሁ።» ይሏቸዋል።

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضِعُّوا أَخْنُ صَدَدْتَكُمْ عَنِ الْهَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

33. እነዚያም የተዋረዱት ለእነዚያ ለኮሩት «አይደለም። በአላህ እንድንክድና ለእርሱ ባላንጣዎቻችን እንድናደርግ ስታዙን (የከለከለን) የሌሊትና የቀን ዲለታችሁ ነው።» ይላሉ። ቅጣትንም ባዩ ጊዜ ጸጸትን ይደብቃሉ። በእነዚያም በካዲት አንገቶች ላይ እንዳይዘሉና እናደርጋለን። ይሰሩት የነበሩትን እንጂ ሌላን ይመነዳሉን?

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضِعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعْتَلَّ فِيْ عَنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

34. በየትኛውም ከተማ አስፈራሪን አላክንም ነዋሪዎቻቸው «እኛ በተላካችሁት ከሐዲያን ነን።» ያሉ ቢሆኑ እንጂ።

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾

35. «እኛም በገንዘቦችና በልጆች ይበልጥ የበዛን ነን። እኛም የምንቀጣ አይደለንም» አሉ።

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ ﴿٣٥﴾

36. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ጌታዬ ሲሳይን ለሚሻው ሰው ሁሉ ያሰፋል። ለሚሻው ሰውም ሁሉ ያጠባል። ግን አብዛኛዎቹ ሰዎች ይህን አያውቁም።» በላቸው።

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

37. ገንዘቦቻችሁና ልጆቻችሁም ያች እኛ ዘንድ መቅረብን የምታቀርባችሁ አይደለችም። ያ በትክክል ያመነና መልካምን የሰራ ብቻ ሲቀር። እነዚያ ለእነርሱ በሰሩት መልካም ስራ እጥፍ ምንዳ አላላቸው። እነርሱም በገነት ሰገነቶች ውስጥ ጸጥተኞች ናቸው።

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْوَضِيعِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾

38. እነዚያም የሚያቅቱ መስሏቸው አናቅጸችን ለማበላሸት የሚጥሩ ሁሉ እነዚያ በቅጣት ውስጥ የሚጣዱ ናቸው።

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَابِئَتِنَا مُعْجِزِينَ ؕ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾

39. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ጌታዬ ሲሳይን ከባርቹ ለሚሻው ሰው ያሰፋል። ለእርሱም ያጠባል። ከማንኛውም ነገር የምትለግሱትን እርሱ ይተካዋል። እርሱም ከሲሳይ ሰጪዎች ሁሉ በላይ ነው።» በላቸው።

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

40. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ሁሉንም በሚሰበስባቸውና ከዚያም ለመላእክቶቹ «እነዚህ እናንተን ይገዙ ነበሩን?» በሚላቸው ቀን የሚሆነውን አስታውሱ::

وَيَوْمَ يُحْشِرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكِكَةِ أَهَذَا لَأَيَّ آيَاتِكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾

41. መላእክቶቹም «ጥራት ይገባህ ረዳታችን ከእነርሱ ሌላ የሆነከው አንተው ብቻ ነህ:: እንደሚሉት አይደለም:: ይልቁንም አጋንንትን ይገዙ ነበሩ:: አብዛኞቻቸው በእነርሱ አማኞች ናቸው::» ይላሉ::

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

42. ዛሬም ከፊላችሁ ለከፊሉ መጥቀምንም ሆነ መጉዳትን አይችሉም:: ለእነዚያም ለበደሉት ሰዎች «ያችን በእርሷ ታስተባብራለች የነበራችሁትን የእሳት ቅጣት ቅመሱ» እንላቸዋለን::

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾

43. በእነርሱም ላይ አናቅጻችን ግልጽ ሆነው በተነበቡላቸው ጊዜ «ይህ አባቶቻችሁ ይገዙት ከነበሩት ነገር ሊከለክላችሁ የሚፈልግ ሰው እንጂ ሌላ አይደለም::» አሉ:: «ይህም ቁርዓን የተቀጣጠፈ ውሸት ነው እንጂ ሌላ አይደለም::» አሉም:: እነዚያም በአላህ የካዱት እውነትን በመጣላቸው ጊዜ «ግልጥ ድግምት ነው እንጂ ሌላ አይደለም::» አሉ::

وَإِذَا تَنَكَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَأَيْنَتْنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنَّا كَأَن يَعْْبُدُ ءَابَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾

44. የሚያጠናቅቁ የሆኑ መጽሐፎችንም ምንም አልሰጠናቸውም:: ካንተ በፊትም አስፈራሪ ነብይን ወደ እነርሱ አልላክንም::

وَمَا ءَأْتَيْنَهُمْ مِن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿٤٤﴾

45. እነዚያም ከእነርሱ በፊት የነበሩት አስተባብላዋል:: የሰጠናቸውንም ከአስር አንዱን እንኳን እነዚህ አልደረሱም:: እናም መልዕክተኞቹን አስተባብሉ:: ነቀፍኪቸውም:: መንቀፌም እንዴት ነበር::

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا ءَأْتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

46. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «የምገስጻችሁ በአንዲት ነገር ብቻ ነው:: እርሷም ሁለት ሁለት፤ አንድ አንድም ሆናችሁ ለአላህ እንድትነሱና ከዚያም በጓደኛችሁ (በሙሐመድ) ምንም እብደት የሌለበት መሆኑን መርምራችሁ እንድትረዱ ነው:: እርሱ ለእናንተ ከብርቱ ቅጣት በስተፊት አስጠንቃቂ ነው እንጂ ሌላ አይደለም::» በላቸው::

* قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحْدَةِ اللَّهِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْئِيًّا وَفُرْدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

47. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ከዋጋ ማንኛውንም የጠየቅኋችሁ ቢኖር እርሱ ለእናንተው ነው። ዋጋዬ በአለህ ላይ እንጂ በሌላ ላይ አይደለም። እርሱም በነገሩ ሁሉ ላይ አዋቂ ነው።» በላቸው። ﴿٤٧﴾

48. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ጌታዬ እውነትን ብቻ ያወርዳል። ሩቅ የሆኑትን ምስጢሮች ሁሉ አዋቂ ነው።» በላቸው። ﴿٤٨﴾

49. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «እውነቱ መጣ ውሸት መነሻም መድረሻም የለውምና ተወገደ።» በላቸው። ﴿٤٩﴾

50. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ብሳሰትም የምሳሰተው በራሴ ላይ ብቻ ነው። ብመራም ጌታዬ ወደ እኔ በሚያወርደው መመሪያ መሰረት ነው። እርሱ ሁሉ ሰሚና ለሁሉም ቅርብ ነውና።» በላቸው። ﴿٥٠﴾

51. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በደነገጡና ማምለጫ በሌላቸው ጊዜ ከቅርብ ስፍራም በተያዙ ጊዜ ሁኔታቸውን ብታይ ኖሮ (አስደናቂን ነገር ባየህ ነበር)። ﴿٥١﴾

52. «በእርሱም አሁን አመንን።» ይላሉ። ለእነርሱም ከሩቅ ስፍራ እምነትን በቀላሉ ማግኘት ከየታቸው ይታደሉና? ﴿٥٢﴾

53. በፊትም በእርሱ በእርግጥ ክደዋል። ከሩቅ ስፍራም በግምት ንግግርን ይጥላሉ። ﴿٥٣﴾

54. ከዚህ ቀደም በመሰሎቻቸው እንደተሰራውም ብጤ በእነርሱና በሚፈልጉት መካከል ተጋረደ። እነርሱ በእርግጥ በአወላዋይ ጥርጣሬ ውስጥ ነበሩና። ﴿٥٤﴾

ሱረቱ ፋጢር

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ምስጋና ሁሉ ሰማያትንና ምድርን ፈጣሪ፤ ለመለክትንም ባለ ሁለት ሁለት፤ ባለ ሶስት ሶስትና ባለ አራት አራት ክንፎች የሆኑ መላዕክተኞች አድራጊ ለሆነው አላህ ይገባው። በፍጥረቱ ውስጥ የሚሻውን ይጨምራል። አላህ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ ነው።

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

2. አላህ ለሰዎች ከችሮታ የሚከፍታትን ለእርሷ ምንም አጋጅ የላትም። የሚያግደውም ከእርሱ በኋላ ለእርሱ ምንም ለቃቂ የለውም። እርሱ ብቸኛ አሸናፊና ጥበበኛ ው ነው።

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

3. እናንተ ሰዎች ሆይ! በእናንተ ላይ (ያለውን) የአላህን ጸጋ አስታውሱ። ከአላህ ሌላ ፈጣሪ አለን? ከሰማይና ከምድርም ሲሳይን የሚሰጣችሁ አለን? ከእርሱ በስተቀር አምላክ (ሰጪም) የለም። ታዲያ ወዴት ትዘራላችሁ።

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَزُرُّكُمْ مِمَّنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾

4. (መልዕክተኞችን ሙሉሙድ ሆይ!) ቢያስተባብሩህም ካንተ በፊት የነበሩ ነብያትም ህዝቦቻቸው አስተባብለዋቸዋል። የሁሉ ነገር መመለሻ ወደ አላህ ብቻ ነው።

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾

5. (እናንተ ሰዎች ሆይ!) የአላህ ቀጠሮ እውነት ነው። እናም የቅርቢቱም ህይወት አታታላችሁ። አታላዩም (ሰይጣን) በአላህ ላይ አያታላችሁ።

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾

6. ሰይጣን ለእናንተ የለየለት ጠላት ነውና ስለዚህ እሱን ጠላት አድርጋችሁ ያዙት። ሰይጣን ተከታዮቹን የሚጠራው ከእሳት ጓዶች እንዲሆኑ ብቻ ነው።

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾

7. እነዚያ በአላህ የካዱት ለእነርሱ ብርቱ ቅጣት አለባቸው። እነዚያም በአላህ ያመኑትና በጎ ስራዎችንም የሰሩት ሁሉ ለእነርሱ በአላህ ዘንድ ምህረትና ታላቅ ምንዳ አለላቸው።

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

8. መጥፎ ሥራው የተሸለመለትና መልካም አድርጎ ያየው ሰው (አላህ እንዳቀናው ሰው ነውን?) አላህም የሚሻውን ሰው ያጠምማል። የሚሻውንም ያቀናል። ስለዚህ በእነርሱ ላይ (በለመቅናታቸው)

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

ስለመቆለጫት ነፍስሀ አትጥፋ። አላህ የሚሠሩትን ሁሉ ዐዋቂ ነው።

9. አላህም ያ ንፋሶችን የለከ ነው። ከዚያም ዳመናዎችን ትቀስቅሳላች። ወደ ሙት (ድርቅ) አገርም እንነዳዋለን። በእርሱም ምድርን ከሞተች በኋላ ህያው እናደርጋታለን። ሙታንንም መቀስቀስ ልክ እንደዚሁ ነው።

وَاللّٰهُ الَّذِيّ اَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْرِئُ سَحَابًا
فَسَقْنٰهُ اِلَىٰ بَلَدٍ مَّيْتٍ فَاُحْيَيْنَا بِهٖ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا كَذٰلِكَ الْاَنْشُوْرُ ﴿٩﴾

10. ማሸነፍን የሚፈልግ ሰው አሸናፊነት ለአላህ ብቻ ነው። (እርሱን በመገዛት ይፈልገው)። መልካም ንግግር ወደ እርሱ (ወደ አላህ) ይወጣል። በጎ ስራም ከፍ ያደርገዋል። እነዚያ መጥፎ ስራዎችን የሚዳልቱ ለእነርሱ ብርቱ ቅጣት አለባቸው ። የእነዚያም ተንኮል እርሱ ይጠፋል።

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا اِلَيْهِ
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ
يَرْفَعُهُ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ اَلْسِنٰتٍ لَّهُمْ
عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يُبُوْرُ ﴿١٠﴾

11. አላህም ከአፈር ከዚያም ከፍትወት ጠብታ ፈጠራችሁ። ከዚያም ዓይነቶች አደረጋችሁ። የትኛዎም ሴት አታረግዝም አትወልድምም በእውቀቱ ቢሆን አንጂ። እድሜው ከሚረዝምለትም አንድም አይረዝምለትም ከእድሜውም አይጎድልበትም በመጽሀፍ ውስጥ ያለ ቢሆን እንጂ። ይህ በአላህ ላይ ገር ነው።

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ
جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَىٰ وَّلَا
تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُّعْمَرٍ وَّلَا
يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهٖ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ اِنَّ ذٰلِكَ
عَلَىٰ اَللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١١﴾

12. ሁለቱ ባህሮች አይስተካከሉም ይህ ጣፋጭ፣ ጥምን ቆራጭ መጠጡ በገር ተዋጭ ነው። ይህኛው ደግሞ ጭው መርጋጋ ነው። ከሁሉም እርጥብ ስጋን ትበላላችሁ። የምትለብሷትንም ጌጥ ታወጣላችሁ። ከቸሮታው ልትፈልጉና ልታመሰግኑትም መርከቦችን በእርሱ ውስጥ ውሃውን ቀዳጆች ሆነው ሲንሻለሉ ታያለህ።

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ
وَسٰٓئِجٌ شَرَابُهُ وَهٰذَا مِلْحٌ اَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ
تَاْكُلُوْنَ لِحَمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْنَ حَلِيْبَةً
تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاجِرَ لِيَتَّبِعُوْا
مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾

13. ሌሊትን በቀን ውስጥ ያስገባል። ቀንንም በሌሊት ውስጥ ያስገባል። ጸሀይንና ጨረቃንም ገራ። ሁሉም እስከ ተወሰነላት ጊዜ ድረስ ይሮጣል ። ይህን የሚያደርገው ጌታችሁ አላህ ብቻ ነው ። ንግስናው የእሱ ብቻ ነው። እነዚያም ከእርሱ ሌላ የምትገዟቸው የተምር ፍሬ ሽፋን ያህል እንኳን አይኖራቸውም።

يُوَلِّجُ اَللَّيْلَ فِي الْاَلْتِهَارِ وَيُوَلِّجُ الْاَلْتِهَارَ فِي الْاَلَّيْلِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِاَجَلٍ
مُّسَمًّى ذٰلِكُمْ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ
وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ
قُضْيٰى ﴿١٣﴾

14. ብትጠሩዋቸው ጥሪያችሁን አይሰሙም። ቢሰሙም ኖሮ ለእናንተ አይመልሱላችሁም። በትንሳኤም ቀን እነርሱን በአላህ ማጋራታችሁን ይከዳሉ። እንደ ውስጠ አዋቂው አላህ ማንም አይነግርህም።

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ وَاَلُوْ
سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ
يَكْفُرُوْنَ بِبَشْرِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ
خٰبِرٍ ﴿١٤﴾

15. እናንተ ሰዎች ሆይ! እናንተ ሁል ጊዜ ወደ አላህ ከጃዮች ናችሁ። አላህም እርሱ ተብቃቂውና ምስጋኑ ነው።

*يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

16. (አላህ) ቢሻ ያስወግዳችሁና አዲስን ፍጡር ያመጣል (ይፈጥራል)።

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾

17. ይህም በአላህ ላይ ምንም አስቸጋሪ አይደለም።

وَمَا ذَاكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾

18. ኃጢአትን ተሸካሚም ነፍስ የሌላውን ሸክም አትሸክምም። የራሷ ወንጀል የከበዳትም ነፍስ እርዳታ እንዲደረግላት ብትጠራ ተጠራው የቅርብ ዝምድና ባለቤት ቢሆንም እንኳን ከእርሷ አንድን ነገር የሚሸከምላት አታገኝም። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የምታስጠነቅቀው እነዚያን ጌታቸውን፤ በሩቅ የሚፈሩትን ሰላትንም አስተካክለው የሚሰጉዱትን ብቻ ነው። ከወንጀልም የተጥራራ ሁሉ የሚጥራራው ለራሱ ብቻ ነው። መመለሻውም ወደ አላህ ብቻ ነው።

وَلَا تَنْزُرُ وَارِدًا وَرَزًّا أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

19. እውርና የሚያይ አይሰተካከሉም፤

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾

20. ጨለማዎችና ብርሃንም፤

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾

21. ጥላና ሐሩርም።

وَلَا الظُّلُّ وَلَا الخُرُورُ ﴿٢١﴾

22. ህያውና ሙታንም አይስተካከሉም። አላህ የሚሻውን ሰው ያሰማል። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተ ግን በመቃብር ውስጥ ያሉትን አሰሚ አይደለህም።

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾

23. አንተ አስጠንቃቂ እንጂ ሌላ አይደለህም።

إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾

24. እኛ አብሳሪና አስፈራሪ አድርገን በእውነቱ መምሪያ ላክንህ። ማንኛይቱም ህዝብ በውስጡ አስፈራሪ ያላለፈባት የላችም።

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

25. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ቢያስተባብሩህም ከእነዚህ ከበሬታቸው የነበሩትም ህዝቦች በእርግጥ ነብያትን አስተባብለዋል። መልዕክተኞቻቸው በግልጽ ማስረጃዎች፤ በጸሁፎችም አብራሪ በሆነ መጽሐፍም መጥተዋቸዋል።

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ ۖ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾

26. ከዚያም እነዚያን የካዱትን ቀጣኝቸው። ቅጣቴም እንዴት ነበር! (በስፍራው ነው ተገቢ ነው)።

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾

27. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ ከሰማይ ውሃን ማውረዱን አላየህምን? በእርሱም ዓይነቶቻቸው የተለያዩ ፍሬዎችን አወጣን። ከጋራዎችም መልካቸው የተለያዩ ነጮችም፤ ቀዮችም፤ በጣም ጥቁሮችም የሆኑ መንገዶች አሉ።

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾

28. ከሰዎችም፤ ከተንቀሳቃሾችም፤ ከቤት እንስሳዎችም እንደዚሁ መልካቸው የተለያዩ አሉ። አላህን ከባሮቹ ውስጥ የሚፈሩት አዋቂዎቹ ብቻ ናቸው። አላህ አሸናፊና መሃሪ ነው።

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَيَوَانِ أَنثَاءٌ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْتَفَى اللَّهُ مِنَ عِبَادِهِ أَلْعَلَّمْتُمُوهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَفُورٌ ﴿٢٨﴾

29. እነዚያ የአላህን መጽሐፍ የሚያነገሱ፣ ሰላትን አስተካክለው የሰገዱ፤ ከሰጠናቸውም ሲሳይ በምስጢርም ሆነ በግልጽ የላገሱ የማትከስሩን ንግድ ተስፋ ያደርጋሉ።

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

30. ምንዳዎቻቸውን ሊሞላላቸው ከችሮታውም ሊጨምርላቸው ተስፋ ያደርጋሉ። እርሱ በጣም መሃሪና አመስጋኝ ነው።

لِيُؤْتِيَهُمُ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

31. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ያ ከመጽሐፍ ወደ አንተ ያወረደነው ከበፊቱ ላለው አረጋጋጭ ሲሆን እርሱ እውነት ነው። አላህ በእርግጥ በባሮቹ ውስጥ አዋቂና ተመልካች ነው።

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

32. ከዚያ እነዚያ ከባሮቻችን የመረጥናቸውን መጽሐፍን አወረሰናቸው ። ከእነርሱም ነፍሱን በዳይ አለ። ከእነርሱም መካከለኛ አለ። ከእነርሱም በአላህ ፈቃድ በበጎ ስራዎች ቀዳሚ አለ። ያንኑ ማውረስ እርሱ ታላቅ ችሮታ ነው።

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

33. የመኖሪያ ገነቶችን በውስጧ የወርቅ አንባሮችን ሉልንም የሚሸለሙ ሆነው ይገቡበታል። በእርሷ ውስጥ አልባሳታቸውም ሀር ነው።

جَعَلْنَا عَدْنَ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾

34. ይላሉም «ምስጋና ሁሉ ለዚያ ከእኛ ላይ ሐዘንን ላስወገደልን ይገባው። ጌታችን በጣም መሃሪና አመስጋኝ ነው።

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾

35. እርሱም ያ ከችሮታው የዘላለም መኖሪያን አገር ያሰፈረን ነው። በእርሷም ውስጥ መከራ አይነካንም። በእርሷም ውስጥ ድካም አይነካንም።

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَآ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾

36. እነዚያ በአላህ የካዲት ለእነርሱ የገሀነም እሳት አለላቸው። ይሞቱ ዘንድም በእነርሱ ላይ ሞት አይፈረድም። ከቅጣቷም ከእነርሱ አይቀለልላቸዋል። ልክ እንደዚሁ ከሐዲያንን ሁሉ እንመነዳለን።

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾

37. እነርሱም በእርሷ ውስጥ እርዳታን በመፈለግ በኃይል ይጮሃሉ። «ጌታችን ሆይ! ከእዚያ እንሠራው ከነበርነው ሌላ በጎ ሥራን እንሠራ ዘንድ አውጣን» (ይላሉ)። «በእርሱ ውስጥ ያስታወሰ ሰው የሚገሰጽበትን እድሜ አላቆየናችሁምን? አስጠንቃቂዉም መጥቶላችኋል። አስተባብላችኋልም። ስለዚህ ቅመሱ። ለበደለኞችም ምንም ረዳት የላቸዉም» ይባላሉ።

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ التَّذْوِيرُ ۖ فُدُّوهُ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾

38. አላህ የሰማያትንና የምድርን ምስጢር በእርግጥ አዋቂ ነው። እርሱ በልቦች ውስጥ ያለን ሁሉ እንኳ አዋቂ ነውና።

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾

39. (ሰዎች ሆይ!) እርሱ ያ በምድር ውስጥ ምትከች ያደረጋችሁ ነው። የካዲም ክህደቱ በእርሱው ላይ ብቻ ነው። ከሐዲያንም ክህደታቸው ከጌታቸው ዘንድ መጠላትን እንጂ ሌላ አይጨምርላቸዉም። ከሐዲያንም ክህደታቸው ከስረትን እንጂ ሌላ አይጨምርላቸዉም።

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا رَبِّهِمْ ۖ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

40. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እነዚያን ከአላህ ሌላ የምትገዟቸውን ተጋሪዎቻችሁ አያችሁን? ከምድር ምንን እንደ ፈጠሩ አሳዩኝ? ወይስ ለእነርሱ በሰማያት ውስጥ ሽርክና አላቸውን? ወይስ ለእነርሱ መፅሀፍ ሰጠናቸውና ከእርሱ በግልፅ አስረጁ ላይ ናቸውን? አይደለም በደለኞች ከፊላቸው ከፊሉን ማታለልን እንጂ አይቀጥሩም» በላቸው።

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

41. አላህ ሰማያትንና ምድርን እንዳይወገዱ ይይዛቸዋል። ቢወገዱም ከእርሱ ሌላ አንድም የሚይዛቸው የለም። እነሆ እርሱ ታጋሽና መሃሪ ነውና።

﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمَسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

42. አስፈራሪም ቢመጣላቸው ከህዝቦች ሁሉ ከአንደኛዎ ይበልጥ የተመሩ ሊሆኑ የመሃላቸውን ዲካ አድርሰው በአላህ ማሉ። አስፈራሪም በመጣላቸው ጊዜ መበርገግን እንጂ ሌላ አልጨመረላቸዉም።

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

43. በምድር ላይ ኩራትንና በክፉ ተንኮል መደለትንም እንጂ አልጨመረላቸዉም። ክፉ ተንኮልም በባለቤቱ ላይ እንጂ በሌላ ላይ አይሰፍርም። የቀድሞዎቹን ደንብ እንጂ ይጠብቃሉን? በመሆኑም ለአላህ ደንብ መለወጥን አታገኝም፤ ለአላህ ደንብም መዛወርን (መቀየር) አታገኝም።


أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأُولَىٰ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

44. በምድር ላይ አይሄዱምና የእነዚያን ከእነርሱ በፊት የነበሩትን ሰዎች መጨረሻ እንዴት እንደ ነበረ አይመለከቱምን? ከእነርሱም በኃይል የበረቱ ነበሩ። አላህም በሰማያትም ሆነ በምድር ውስጥ ምንም ነገር የሚያቅተው አይደለም። እርሱ ሁሉን አዋቂና በሁሉ ላይ ቻይ ነውና።

أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾

45. አላህ ሰዎችን በሰሩት ኃጢአት ሁሉ ቢቀጣ ኖሮ በምድር ወለል ላይ ምንም ተንቀሳቃሽ ባልተወ ነበር። ግን እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ያቆያቸዋል። ጊዜያቸዉም በመጣ ወቅት በኃጢአታቸው ይቀጣቸዋል። አላህ በባሮቹ ሁኔታ ሁሉ ተመልካች ነውና።

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِّنْ آدَمَةٍ وَآلِئِن يُؤْتِرْهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾



በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. ያሲን።

يَس ﴿١﴾

2. ጥበብ በተሞላበት ቁርኣን እምላላሁ።

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾

3. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከመልዕክተኞቹ መካከል አንዱ ነህ።

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾

4. አንተ በእርግጥ በቀጥታው መንገድ ላይ ነህ ።

عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾

5. ቁርኣን አሸናፊውና አዛኙ ከሆነው አምላክ ከአላህ ተወረደ።

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾

6. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አባቶቻቸው ያልተስፈራሩትን ህዝቦች ልታስጠነቅቅበት ቁርኣን ተወረደ። እነርሱ ዘንጊዎች ናቸውና።

لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾

7. በአብዛኞቻቸው ላይ ቃሉ በእውነት ተረጋገጠ። ስለዚህ እነርሱ አያምኑም።

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

8. እኛ በአንገቶቻቸው ላይ እንዘዘላዎችን አደረግን። (እንዘዘላይቱም) ወደ አገጭቻቸው ደራሽ ናች። እናም ከዚያም እነርሱ ራሳቸውን ያንጋጠጡ ናቸው።

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْيُنِهِمْ أَغْلَالًا فَحَىٰ إِلَىٰ
الَّذِينَ هُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾

9. ከበስተፊታቸውም ግርዶን ከበስተኋላቸውም ግርዶን አደረግናና ሸፈንናቸው። ስለዚህ እነርሱ አያዩም።

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ
سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

10. ብታስጠነቅቃቸውም ባታስጠነቅቃቸውም ለእነርሱ ሁሉም እኩል ነው። (ምንም ለውጥ አያመጣም) አያምኑምና።

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

11. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የምታስጠነቅቀው ግሳጴን የተከተለንና አር-ረሀማንን በፋቅ የፈራን ሰው ብቻ ነው። እናም በምህረትና በመልካም ምንዳ አብስረው።

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ
الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾

12. እኛ ሙታንን በእርግጥ ህያው እናደርጋለን። ያስቀደሙትንም ስራ ፈለጎቻቸውንም እንጽፋለን። ሁሉን ነገርም ገላጭና መሪ በሆነ መጽሐፍ ውስጥ አጠቃለልነው።

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا
وَوَءَاتَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

13. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ለእነርሱም የከተማይቱን (የአንጻሊያን) ሰዎች ምሳሌ መልዕክተኞች በመጧት ጊዜ የሆነውን ግለጽላቸው።

وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ
جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾

14. ወደ እነርሱ ሁላትን ሰዎች በላክንና ባስተባበሉባቸውም ጊዜ፤ በሰስተኛም ባበረታናቸውና «እኛ ወደ እናንተ መልክተኞች ነን» ባሏቸው ጊዜ የሆነውን ምሳሌ ግለጽላቸው።

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اتْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَبَّزْنَا
بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾

15. «እናንተ መሰላችን ሰዎች እንጂ ሌላ አይደላችሁም። አር-ረሀማንም ምንንም ነገር አላወረደም። እናንተ የምትዋሉ እንጂ ሌላ አይደላችሁም» አሏቸው።

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ
الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

16. መልዕክተኞቹም አሉ: «ጌታችን ያውቃል። እኛ ወደ እናንተ በእርግጥ መልክተኞች ነን።

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾

17. «በእኛ ላይም ግልጽ የሆነ ማድረስ እንጂ ሌላ የለብንም።» አሉ።

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾

18. ህዝቦቹም «እኛ በእናንተ ገደ ቢሰጥ ሆንን። ከዚህ ጥሪያችሁ ባትከለክሉም በእርግጥ እንወግራችኋለን። ከእኛም አሳማሚ ቅጣት በእርግጥ ያገኛችኋል» አሉ።

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا
لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

19. «ገደ ቢስነታችሁ ከናንተው ጋር ነው። ብትገሰጹ (ትዝታላችሁን?) በእውነቱ እናንተ ወሰን አላፊ ህዝቦች ናችሁ» አሏቸው።
 قَالُوا طَٰرِظِرُّكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

20. ከከተማይቱም ሩቅ ዳርቻ የሚሮጥ ሰው መጣና (እንዲህ) አለ: «ወገኖቼ ሆይ! መልዕክተኞቹን ተከተሉ።
 وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَبْعُوثُ آتِبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾

21. «እነርሱም ቅኑን መንገድ የተመሩ ሲሆኑ ክፍያን የማይጠይቁችሁን ሰዎች ተከተሉ።
 آتِبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهِتَدُونَ ﴿٢١﴾

22. «ያንንም የፈጠረኝንና ወደ እርሱም የምትመለሱበትን ጌታ የማልገዛበት ምን ምክንያት አለኝ?
 وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِنَّهُ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

23. «ከእርሱ ሌላ አማልክትን እይዛለሁን? አልራህማን ሊጎዳኝ ቢፈልግ ምልጃቸው ከእኔ (ለመመለስ) ምንም አትጠቅመኝም አያድኑኝምም።
 أَمْ آتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِيدُنِ الْرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٢٣﴾

24. «እኔ ያን ጊዜ በግልጽ ስህተት ውስጥ ነኝ።
 إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

25. «እኔ በጌታችሁ አመንኩ። ስሙኝም።» አለ።
 إِنِّي عَاصَتْكُمْ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونَ ﴿٢٥﴾

26. «ገነትን ግባ» ተባለም። እርሱም አለ: «ወገኖቼ ቢያውቁ እመኛለሁ።
 قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

27. «ጌታዬ ለእኔ ምህረት ያደረገልኝና ከተከበሩትም ያደረገኝ መሆኑን።» (ቢያውቁ ተመኘሁ)
 بِمَا عَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

28. ከእርሱም በኋላ በህዝቦቹ ላይ ልናጠፋቸው ሰራዊትን ከሰማይ አላወረድንም (በማንም) ላይ አውራጆችም አልነበርንም።
 * وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾

29. ቅጣታቸው አንዲት ጭኸት እንጂ ሌላ አልነበረችም። ወዲያውኑም እነርሱ ጠፊዎች ሆኑ።
 خَلِيدُونَ ﴿٢٩﴾

30. በባሮች ላይ ዋ ቁጭት! ከመልዕክተኛ አንድም አልመጣላቸውም በእርሱ ያፌዙበት ቢሆን እንጂ፤
 يَحْسَرُونَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾

31. ከእነርሱ በፊት ከክፍለ ዘመናት ህዝቦች ብዙዎችን ማጥፋታችንንና እነርሱ የማይመለሱ መሆናቸውን አላወቁምን?
 أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

32. ሁሉም እኛ ዘንድ (የሚሰበሰቡ) የሚቀረቡ እንጂ ሌላ አይደሉም።
 وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

1 ደብዳቤው ገደሉት ከሞተ በኋላ ጀነት ግባ ተባለ

33. የሞተቸውም ምድር ለእነርሱ ምልክት ናት።
 Uያው አደረግናት። ከእርሷ ፍሬን አወጣን፤ ከእሱም
 ይበላሉ።

وَعَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا
 مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

34. በእርሷ ውስጥ ከዘምባባዎችና ከወይኖች የሆነ
 አትክልቶችን አደረግን። በእርሷም ውስጥ ምንጮችን
 አፈለቅን።

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ
 وَفَجْرًا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾

35. ከፍሬውና እጆቻቸው ከሰሩትም ይበላሉ ዘንድ
 ይህን አደረግን። አያመሰግኑምን?

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ
 أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

36. ያ! ምድር ከምታበቅለው፤ ወንዴንና ሴቱን
 ከነፍሶቻቸውም ከማያውቁትም ነገር (ዓይነቶችን)
 ሁሉንም የፈጠረ (አምላክ) ጥራት ይገባው።

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا
 تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

37. ሌሊቱም ለእነርሱ ምልክት ነው። ከእርሱ ላይ
 ቀንን አንገፋለን። ወዲያውኑም እነርሱ በጨለማ
 ውስጥ ይገባሉ።

وَعَايَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ
 مُظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾

38. ጸሐይም ለእርሷ ወደሆነው መርጊያ ትርጣላች።
 ይህ የአሸናፊውና የአዋቂው አምላክ የአላህ ውሳኔ
 ነው።

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ
 الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾

39. ጨረቃንም የመስፈሪያዎች ባለቤት ሲሆን እንደ
 አሮን ዘንባባ ቀንዘል እስኪሆን ድረስ መሄዱን
 ለካነው።

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ
 الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾

40. ጸሐይ ጨረቃን ልትደርስበት አይገባትም።
 ሌሊትም ቀንን ያለ ጊዜው ቀዳሚ አይሆንም። ሁሉም
 በየመዘሪያቸው (በፈለክ) ውስጥ ይዋኛሉ።

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا
 اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

41. እኛም የቀድሞ ትውልዳቸውን (አባቶቻቸውን)
 በተሞላች መርከብ ውስጥ የጫን መሆናችን ለእነርሱ
 ምልክት ነው።

وَعَايَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ
 الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾

42. ከመሰሉም በእርሱ የሚሰፈሩበትን ለእነርሱ
 ፈጠርንላቸው።

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

43. ስንፈልግ እናሰምጣቸዋለን። ለእነርሱም ነፃ
 የሚያደርጋቸው ረዳት የላቸውም። እንዲድኑ
 የሚደረጉም አይደሉም።

وَإِن نَّشَاءُ نَعْرِفُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ
 يُنْقَدُونَ ﴿٤٣﴾

44. እኛ ግን በችሮታችንና እስከ ጊዜ ሞታቸው
 ለማጣቀም አዳንናቸው።

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾

45. ለእነርሱም «በስተፊታችሁና በኋላችሁ ያለውን
 ነገር ተጠንቀቁ፤ ይታዘንላችኋልና» በተባለ ጊዜ
 ፊታቸውን ያዘራሉ።

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْتَقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا
 خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾

46. ከጌታቸውም ተዓምራት አንዲትም ተዓምር
 አትመጣላቸውም ከእርሷ የሚሸሹ ቢሆኑ እንጅ።
 كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾

47. ለእነርሱም «አላህ ከሰጣችሁ ሲሳይ ለግሱ»
 በተባሉ ጊዜ እነዚያ በአላህ የካዱት ለእነዚያ በአላህ
 ለመኑት «አላህ ቢሻ ኖሮ የሚያበላውን እናበላለን?
 እናንተ በግልጽ ስህተት ውስጥ እንጂ በሌላ ላይ
 አይደላችሁም።» ይላሉ።
 مُبِينٌ ﴿٤٧﴾

48. «እውነተኞቻችን እንደ ሆናችሁ ይህ ቀጠሮ መቼ
 ነው?» ይላሉ።
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

49. እነርሱ የሚከራከሩ ሲሆኑ በድንገት
 የምትይዛቸው የሆነችን አንዲትን ጩኸት እንጂ ሌላን
 አይጠባበቁም።
 يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٩﴾

50. ያን ጊዜ መናዘዝን እንኳን አይችሉም። ወደ
 ቤተሰቦቻቸውም አይመለሱም።
 فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
 يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

51. በቀንዳም ይነፋል። ወዲያውኑም እነርሱ
 ከየመቃብሮቻቸው ወደ ጌታቸው በፍጥነት
 ይገሰግሳሉ።
 وَيُنْفِخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ
 رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾

52. «ወይ ጥፋታችን! ከመኝታችን ማን ቀሰቀሰን?
 ይህ ያ አዛኙ ጌታ በእርሱ የቀጠረን መልዕክተኞቹም
 እውነቱን የነገሩን ነው።» ይላሉ።
 قَالُوا يَا بَوَلَّيْنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۗ هَذَا مَا
 وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

53. እርሷ አንዲት ጩኸት እንጂ ሌላ አይደላችም።
 ወዲያውኑም እነርሱ እኛ ዘንድ የሚሰበሰቡ
 የሚቀርቡ ናቸው።
 إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ
 لَدُنَّا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾

54. ዛሬም ማንኛ ይቱም ነፍስ ምንንም አትበደልም።
 ትሰሩትም የነበራችሁትን እንጂ ሌላን አትመነዳም
 (ይባላሉ።)
 فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا
 مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

55. የገነት ሰዎች ዛሬ በእርግጥ በስራዎች ውስጥ
 ተደሳቾች ናቸው።
 إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾

56. እነርሱም ሆኑ ሚስቶቻቸው በጥላዎች ውስጥ
 ናቸው። ባለ አጎበር አልጋዎች ላይም ተደጋፊዎች
 ናቸው።
 هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْبَابِكِ
 مُتَّكِنُونَ ﴿٥٦﴾

57. በውስጧ ለእነርሱ ፍራፍሬዎች አሏቸው።
 ለእነርሱም የሚፈልጉት ሁሉ አላላቸው።
 لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾

58. ለእነርሱም አዛኝ ከሆነው ጌታ በቃል ሰላምታ
 አላላቸው።
 سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾

59. (አላህም ይላል)። «እናንተ አመጸኞች ሆይ! ዛሬ
 ከትክክለኛ አማኞች ተለዩ።
 وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَئِبْهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾

60. «የአደም ልጆች ሆይ! ሰይጣንን አትገዙ እርሱ ለእናንተ ግልጽ ጠላት ነውና በማለት ወደ እናንተ አለዘዘኩምን? ﴿٦٠﴾

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَیْ عَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِیْنٌ﴾

61. «ተገዙኝም ይህ ቀጥተኛ መንገድ ነው በማለትም:: ﴿٦١﴾

﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ﴾

62. «ከናንተም ብዙን ፍጡር በእርግጥ አሳስቷል:: የምታውቁም አልነበራችሁምን? ﴿٦٢﴾

﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِیْرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾

63. «ይህቺ ያቺ ትቀጠሯት የነበረችው ገሀነም ናት:: ﴿٦٣﴾

﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾

64. «ትክዱ በነበራችሁት ምክንያት ዛሬዉኑ ግቧት:: (ይባላሉ::) ﴿٦٤﴾

﴿أَصَلَوْهَا الیَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾

65. ዛሬ በአፍቻቸው ላይ እናትምና እጆቻቸው ያነጋግሩናል:: እግሮቻቸውም ይሰሩት በነበሩት ሁሉ ይመሰክራሉ:: ﴿٦٥﴾

﴿الیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ﴾

66. ብንፈልግ ኖሮ በዓይኖቻቸው ላይ በአበስን ነበር:: መንገድንም እንደ ልማዳቸው በተሸቀዳደሙ ነበር:: እንዴትስ ያያሉ? ﴿٦٦﴾

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ یُبْصِرُونَ﴾

67. ብንፈልግ ኖሮ በስፍራቸው ላይ እንዳሉ ወደ ሌላ ፍጥረት በለወጥናቸው ነበር:: ከዚያም መሄድንም ሆነ መመለስን ባልቻሉም ነበር:: ﴿٦٧﴾

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَاتِبِهِمْ فَمَا اسْتَقْبَعُوا مُضِیًّا وَلَا یَرْجِعُونَ﴾

68. እድሜውንም የምናረዝመውን በፍጥረቱ ወደ ደካማነት እንመልሰዋለን:: አያውቁምን? ﴿٦٨﴾

﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِی الْخَلْقِ أَفَلَا یَعْقِلُونَ﴾

69. (ሙሐመድን) ቅኔንም አለስተማርነውም:: ለእርሱም አይገባዉም:: እርሱ (መጽሐፍ) መገሰጫና ገላጭ ቁርኣን አንጅ (ቅኔ አይደለም):: ﴿٦٩﴾

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا یَنْبَغِی لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِیْنٌ﴾

70. ግሳጼነቱም ልቡ ህያው የሆነን ሰው ሊያስፈራራበትና ቃሉም በከተዲያን ላይ ይፈጸም ዘንድ ነው:: ﴿٧٠﴾

﴿لَیْبِذَرَ مَنْ كَانَ حَیًّا وَیَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِیْنَ﴾

71. እኛ እጆቻችን ከሰሩት ለእነርሱ እንሰሳዎቻችን መፍጠራችንን አያውቁምን? እነርሱም ለእርሷ ባለ መብቶች ናቸው:: ﴿٧١﴾

﴿أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِیْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلَکُونَ﴾

72. ለእነርሱም ገራናት:: ስለዚህ ከእርሷ ውስጥ የሚጋልቡት አለ:: ከእርሷም ይመገባሉ:: ﴿٧٢﴾

﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا یَأْكُلُونَ﴾

73. ለእነርሱም በእርሷ ውስጥ ሌሎች ጥቅሞችና መጠጦችም አሏቸው:: ታዲያ አያመሰግኑምን? ﴿٧٣﴾

﴿وَلَهُمْ فِیْهَا مَنَافِعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا یَشْكُرُونَ﴾

74. መረዳትንም በመከጀል ከአላህ ሌላ አመለኩ:: ﴿٧٤﴾

﴿وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ یُبْصِرُونَ﴾

75. ሊረዷቸውም አይችሉም። እነርሱም ለእርሳቸው ወደ እሳት የተቀረቡ ሰራዊት ናቸው።
 لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ ﴿٧٥﴾

76. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ንግግራቸውም አያሳዝንህ። እኛ የሚደብቁትንም የሚገልፁትንም እናውቃለን።
 فَلَا يَحْزِنُنَا قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُيَسِّرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

77. ሰው እኛ ከፍትወት ጠብታ የፈጠርነው መሆናችንን አላወቀምን? ወዲያውም እርሱ ትንሳኤን በመካድ ግልጽ ተከራካሪ ይሆናልን?
 أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾

78. ለእኛም ምሳሌን አደረገልን። መፈጠሩንም ረሳ። «አጥንቶችን እነርሱ የበሰበሱ ሲሆኑ ህያው የሚያደርጋቸው ማነው?» አለ።
 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾

79. «ያ! በመጀመሪያ ጊዜ (ከኢምንት) ያስገኛት ጌታ እንደገና ህያው ያደረጋታል። እርሱም በፍጡሩ ሁሉ ሁኔታ አዋቂ ነው።» በለው።
 قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

80. ያ! ለእናንተ ከእርጥብ ዘፍ እሳትን የፈጠረላችሁ ነው። ወዲያውኑም እናንተ ከእርሱ ታቀጣጥላላችሁ።
 الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾

81. ያ! ሰማያትንና ምድርን የፈጠረ ብጤያቸውን በመፍጠር ላይ ቻይ አይደለምን? እንዴታ ቻይ ነው እንጂ። እርሱም በብዙ ፈጣሪውና እጅግ አዋቂው ነው።
 أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾

82. ነገሩ አንድን ነገር በሻ ጊዜ ሁን ማለት ብቻ ነው። ከዚያ ወዲያው ይሆናልም።
 إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

83. እናም ያ የነገሩ ሁሉ ስልጣን በእጁ የሆነው ጌታ ጥራት ይገባው። ወደ እርሱም ትመለሳላችሁ።
 فَسُبْحٰنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

ሱረቱ አስ ሷፋት

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. መሰለፍን በሚሰለፉት፤ ① وَالصَّفَاتِ صَفَا
2. (ደመና) መንዳትን በሚነዳት፤ ② فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا
3. ቁርአንንም በሚያነቡት እምላላሁ:: ③ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا
4. አምላካችሁ በእርግጥ አንድ ብቻ ነው:: ④ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ
5. እርሱ ያ በሰማያትና በምድር በመካከላቸው ያለውም ፍጡር ሁሉ ጌታ ነው:: የምስራቆችም ጌታ ነው:: ⑤ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ
6. እኛ ቅርቢቱን ሰማይ በከዋክብት ጌጥ አጌጥናት (አስዋብናት):: ⑥ إِنَّا زَيْنًا لِّلسَّمَاءِ الدُّنْيَا بِرَبِّتِنَا الْكَوَاكِبِ
7. አመጸኛ ከሆነ ሰይጣንም ሁሉ መጠበቅን ጠበቅናት:: ⑦ وَحَفَظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ
8. ወደ ላይኛው ሰራዊት አያደምጡም፤ ከየአቅጣጫውም ሁሉ ችቦ ይጣልባቸዋል፤ (ይቀጠቀጣሉ):: ⑧ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ
9. የሚበረሩ ሲሆኑ (ይጣልባቸዋል)፤ ለእነርሱም ዘውታሪ ቅጣት አለባቸው:: ⑨ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ
10. ንጥቂያን የነጠቀ ወዲያውኑም አብሪ ከከብ የተከተለው ሲቀር (እርሱ ይሰማዋል):: ⑩ إِلَّا مَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ
11. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጠይቃቸውም፤ እነርሱ በአፈጣጠር ይበልጥ የበረቱ ናቸውን? ወይስ እኛ ከእነርሱ በፊት የፈጠረነው ፍጡር? እኛ ከሚጣበቅ ጭቃ ፈጠርናቸው:: ⑪ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهَمْ أَسَدٌ خَلَقْنَا أَمْ مِّنْ خَلْقِنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّا زِبٍ
12. ይልቁንም ማስተባበላቸው አስደነቀህ፤ በመደነቅህም ይሳለቃሉ:: ⑫ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ
13. በተገሰጹም ጊዜ አይገሰጹም:: ⑬ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ
14. ተዓምርንም ባዩ ጊዜ ለመሳለቅ ይጣጣራሉ:: ⑭ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ
15. አሉም: «ይህ ግልጽ ድግምት እንጂ ሌላ አይደለም:: ⑮ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ
16. «በሞትንና ዐፈርና አጥንቶችም በሆነ ጊዜ የምንቀስቀስ ነን? ⑯ أَعَدَّا مِثْنًا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْلَمًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
17. «የቀድሞዎቹ አባቶቻችንም እንደዚሁ ይቀሰቀሱሉን?» (ይላሉ::) ⑰ أَوْعَابًا أَوْنَا أَلْأَوْثُونَ

- 18. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «አዎን! እናንተ ወራዶች ሆናችሁ (ትነሳላችሁ)።» በላቸው። ﴿١٨﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
- 19. እርሷም አንዲት ጩኸት ብቻ ናት። እነርሱም ወዲያውኑ ምን እንደሚፈጸምባቸው ያያሉ። ﴿١٩﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ
- 20. «ዋ ጥፋታችን! ይህ የፍርዱ ቀን ነው።» (ይላሉም) ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا يَتُوبَلَنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ
- 21. «ይህ ያ በእርሱ ታስተባብሉት የነበራችን መለያው ቀን ነው።» ይባላሉ። ﴿٢١﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
- 22. (ለመላዕክቶችም) «እነዚያን ነፍሶቻቸውን የበደሉትን ሰዎች ጓደኞቻቸውንም ከአላህ ሌላ ይገዟቸው የነበሩትንም ጣዖታት በአንድ ሰብስቡ።» ﴿٢٢﴾ *أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ
- 23. ከአላህ ውጭ (ይገዟቸው የነበሩትን ሰብስቡ)። ከዚያም ወደ ገሀነም መንገድ ምሯቸው። ﴿٢٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَبِيمِ
- 24. «እነርሱ ተጠያቂዎች ናቸውና አቁሟቸዉም።» (ይባላል።) ﴿٢٤﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ
- 25. ለነርሱም «ምን ሆናችሁ ነው የማትረዳዱት?» ይባላሉ። ﴿٢٥﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ
- 26. በእርግጥ እነርሱ ዛሬ እጃቸውን የሰጡ ማምለጫ የሌላቸው ወራዳዎች ናቸው። ﴿٢٦﴾ بَلْ هُمْ أَلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ
- 27. እርስ በራሳቸውም የሚወቃቀሱም ሆነው ይመጣሉ። ﴿٢٧﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
- 28. (ተከታዮቹ ለአስከታዮቻቸው) «እናንተ በጉልበት ትመጡብን ነበር» ይላሉ። ﴿٢٨﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ
- 29. (አስከታዮቹም) ይላሉ፡- «አይደለም ፈጽሞ አማኞች አልነበራችሁም።» ﴿٢٩﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
- 30. «ለእኛም በናንተ ላይ ምንም ስልጣን አልነበረንም። በእርግጥ እናንተ ጠማሞች ሀዝቦች ነበራችሁና ነው እንጂ።» ﴿٣٠﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيْنَ
- 31. «በእኛም ላይ የጌታችን ቃል የተረጋገጠብንና ሁላችንም ቅጣቱን ቀማሽ ነን።» ﴿٣١﴾ حَقَّقْ عَلَيْنَا قَوْلَ رَبِّنَا إِنَّا لَنَاقِلُونَ
- 32. «እኛ ጠማሞች ስለ ነበርን ወደ ጥመት ጠራናችሁም።» ይላሉ። ﴿٣٢﴾ فَأَعْوَبْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا عٰوِيْنَ
- 33. ስለዚህ እነርሱ በዚያ ቀን በቅጣቱ ተጋሪዎች ናቸው። ﴿٣٣﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
- 34. እኛ በአመጸኞች ሁሉ እንደዚሁ እንሰራለን። ﴿٣٤﴾ إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ
- 35. እነርሱ «ከአላህ ሌላ ትክክለኛ አምላክ የለም» በተባሉ ጊዜ ይኮና ነበሩ። ﴿٣٥﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ

36. «እኛ ለዕብድ ባለቅኔ ብለን አማልክቶቻችንን ያምንተው ነን እንዴ?» ይሉ ነበር። ﴿٣٦﴾

37. አይደለም እውነቱን ሃይማኖት አመጣ፤ መልዕክተኞቹንም እውነተኝነታቸውን አረጋገጠ። ﴿٣٧﴾

38. እናንተ አሳማሚውን ቅጣት እርግጥ ቀማሾች ናችሁ። ﴿٣٨﴾

39. ትሰሩትም የነበራችሁትን እንጂ ሌላን አትመነዱም። ﴿٣٩﴾

40. ግን ምርጥ የሆኑት የአላህ ባሮች ቅጣትን አይቀምሱም። ﴿٤٠﴾

41. እነዚያ ለእነርሱ የታወቀ ሲሳይ አላላቸው። ﴿٤١﴾

42. ፍራፋሬዎች (አሉላቸው) እነርሱም የተከበሩ ናቸው። ﴿٤٢﴾

43. በድሎት ገነቶች ውስጥ። ﴿٤٣﴾

44. ፊት ለፊት የሚተያዩ ሲሆኑ በአልጋዎች ላይ ይንፈላሰሳሉ። ﴿٤٤﴾

45. ከሚመነጭ ወይን ጠጅ በያዙ ብርጭቆ በእነርሱ ላይ ይዘርባቸዋል። ﴿٤٥﴾

46. ነጭ ለጠጪዎች ጣፋጭ ከሆነች፤ ﴿٤٦﴾

47. በእርሷ ውስጥም የራስ ምታት የለባትም። እነርሱም ከእርሷ የሚሰክሩ አይደሉም። ﴿٤٧﴾

48. እነርሱ ዘንድ ዓይናቸውን በባሎቻቸው ላይ ብቻ አሳጣሪዎች የሆኑ ዓይናማ ሴቶች አሉ። ﴿٤٨﴾

49. እነርሱ ልክ የተሸፈነ (የሰጎን) እንቁላል ይመስላሉ። ﴿٤٩﴾

50. የሚጠያያቁም ሆነው ከፊላቸው ወደ ከፊሉ ይመጣሉ። ﴿٥٠﴾

51. ከእነርሱ የሆነ ተናጋሪ (እንዲህ) ይላል: «እኔ ዳደኛ ነበረኝ። ﴿٥١﴾

52. (እንዲህ) የሚል: «በእርግጥ አንተ ከሚያምኑት ነህን? ﴿٥٢﴾

53. «በሞትንና ዐፈር አጥንቶችም በሆነ ጊዜ እኛ በእርግጥ እኛ እንመረመራለን?» የሚልም። ﴿٥٣﴾

54. እናንተ ተመልካቾች ናችሁን? ይላል። ﴿٥٤﴾

55. ይመለከታልም በገሀም መካከልም ዳደኛውን ያየዋል። ﴿٥٥﴾

- 56. ይላል «በአላህ እምላላሁ በእርግጥ ልታጠፋኝ ቀርቦህ ነበር።» قَالَ تَأَلَّهَ إِنَّ كَيْدَ لَتُرْدِينَ ﴿٥٦﴾

- 57. «የጌታዎም ጸጋ ባልነበረ ኖሮ ወደ እሳት ከሚቀርቡት እሆን ነበር።» (ይላል) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾

- 58. (የገነት ሰዎች ይላሉ): «እኛ የምንሞት ሰዎች አይደለንምን?» أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾

- 59. «የመጀመሪያይቱ መሞታችን ብቻ ስትቀር እኛም የምንቀጣ አይደለንም» ይላሉ። إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ ﴿٥٩﴾

- 60. ይህ ለገነት ሰዎች የተወሰደው እርሱ በእርግጥ ታላቅ እድል ነው። إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾

- 61. ለዚህ ብጤ ሰሪዎች ሁሉ ይስሩ። لِيُمِثِلَ هَذَا فَلَيعْمَلِ الْعَالِمُونَ ﴿٦١﴾

- 62. በመስተገግዶነት ይህ ይበልጣልን? ወይስ የዘቀም ዘፍ? أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّاقِمِ ﴿٦٢﴾

- 63. እኛ ለበዳዮች ፈተና አድርገናታል። إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾

- 64. እርሷ ከገሀነም አዘቅት ውስጥ የምትወጣ ዘፍ ናት፤ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾

- 65. እንቡጧ ልክ የሰይጣናት ራሶች ይመስላል። ظَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾

- 66. እነርሱ ከእርሷ በይዎች ናቸው። ሆይችንም ከእርሷ ሞይዎች ናቸው። فَإِنَّهُمْ لَأَكْبُونَ مِنْهَا فَمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا لَلْبَطُونَ ﴿٦٦﴾

- 67. ከዚያ ለእነርሱ በእርሷ ላይ ከተኳሰውሃ ቅልቅልን መጠጥ አላቸው። ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾

- 68. ከዚያም መመለሻቸው ወደ ተጋጋሚዎች እሳት ነው። ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾

- 69. እነርሱ አባቶቻቸውን የተሰሰቱ ሆነው አግኝተዋል። إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾

- 70. እነርሱም በፈለጎቻቸው ላይ ይገሰግሳሉና። فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾

- 71. ከእነርሱም በፊት የነበሩት የቀድሞዎቹ ህዝቦች አብዛሀኞቻቸው በእርግጥ ተሰስተዋል። وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾

- 72. በውስጣቸውም አስፈራሪዎችን በእርግጥ ልከናል። وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنذِرِينَ ﴿٧٢﴾

- 73. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የተስፋራሪዎቹም መጨረሻ እንዴት እንደነበረ ተመልከት! فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾

- 74. ምርጥ የሆኑት የአላህ ባሮች ብቻ ሲቀሩ። إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾

- 75. ኑህም በእርግጥ ጠራን። ምንኛ ያማርን ምላሽ ሰጪ ነን? وَلَقَدْ نَادَلْنَا نُوْحًا فَلْنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾

- 76. እርሱንም ቤተሰቦቹንም ከከባድ ጭንቅ አዳንን። ﴿٧٦﴾ وَتَجِدْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
- 77. ዘሮቹንም እነርሱን ብቻ ቀሪዎች አደረግን። ﴿٧٧﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ
- 78. በእርሱም ላይ በኋለኞቹ ህዝቦች ውስጥ መልካምን ዝና ተውን። ﴿٧٨﴾ وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
- 79. «በዓለማት ውስጥ ሰላም በኑህ ላይ ይሁን።» ﴿٧٩﴾ سَلِّمْ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ
- 80. እኛ ልክ እንደዚሁ መልካም ሰሪዎችን እንመነዳለን። ﴿٨٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
- 81. እርሱ ከአማኞች ባሮቻችን ነውና። ﴿٨١﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
- 82. ከዚያም ሌሎችን አሰመጥን። ﴿٨٢﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ
- 83. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ኢብራሂምም በእርግጥ ከወገኖቹ አንዱ ነው። ﴿٨٣﴾ * وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ
- 84. ወደ ጌታው በቅን ልብ በመጣ ጊዜ የሆነውን (አስታውስ)። ﴿٨٤﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
- 85. ለአባቱና ለህዝቦቹ ባለ ጊዜ፡ «ምንን ትገዛላችሁ? ﴿٨٥﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ
- 86. «ለቅጥፈት ብላችሁ ከአላህ ሌላ አማልክትን ትሻላችሁን? ﴿٨٦﴾ أَيْفَكَأَ إِلهَةٍ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ
- 87. «በዓለማቱ ጌታስ ሀሳባችሁ ምንድ ነው?።» ﴿٨٧﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
- 88. በከዋክብት መመልከትን ተመለከተ። ﴿٨٨﴾ فَتَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ
- 89. እኔ «በሽተኛ ነኝ» አለ። ﴿٨٩﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ
- 90. እነርሱም ከእርሱ የሸሹ ሆነው ሄዱ። ﴿٩٠﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ
- 91. ከዚያ እሱ ወደ አማልዕክቶቻቸው ተዘነበለ፤ (እንዲህ) አለም፡- «አትበሉም እንዴ? ﴿٩١﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آهَالِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ
- 92. «ምንም የማትናገሩበትስ ምን ምክንያት አላችሁ?» ﴿٩٢﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ
- 93. በቀኝ (እጁ) የሚመታቸውም ሆኖ በእነርሱ ላይ በድብቅ ተዘነበለ። ﴿٩٣﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْبًا بِأَلْيَمِينٍ
- 94. ወደ እርሱም ሰዎቹ እየሮጡ መጡ። ﴿٩٤﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْفُونَ
- 95. አለ፡ «የምትጠርቡትን ትገዛላችሁን? ﴿٩٥﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجُتُونَ
- 96. «አላህ እናንተንም ሆነ የምትሰሩትን ሁሉ የፈጠረ ሲሆን» አላቸው። ﴿٩٦﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
- 97. «ለእርሱም ግንብን ገንቡ በእሳት ነበልባል ውስጥ ጣሉትም።» አለ። ﴿٩٧﴾ قَالُوا أَبْنُؤُا لَّهُمُ بَنِينَ فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ
- 98. ለእርሱ ተንኮልን አስቡ ወራዶችም አደረግናቸው። ﴿٩٨﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ

99. አለም:- «እኔ ወደ ጌታዩ ሂድኛ ነኝ፤ በእርግጥ ይመራኛልና።» وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهْدِينِ ﴿٩٩﴾

100. «ጌታዩ ሆይ! ከመልካሞቹ የሆነን (ልጅ) ስጠኝ።» رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

101. ታጋሽም በሆነ ልጅም አበሰርነው። فَبَشِّرْنَاهُ بِعَلِيِّ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

102. ከእርሱ ጋርም (ለስራ) በደረሰ ጊዜ «ልጄ ሆይ! እኔ በሀልጫ እኔ የማርድህ ሆኜ አያለሁ፤ ተመልክትም፤ ምን ትላለህ?» አለው። «አባቴ ሆይ! የታዘዘከውን ስራ፤ አላህ ቢሻ ከታጋሾች ሆኜ ታገኘኛለሁ።» አለ። فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي السَّمَاءِ آتِيًّا أَذُنُكَّ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا بَتِآءَ أَبْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٢﴾

103. ሁለቱም ትዕዛዙን በተቀበሉና በግንባሩም ጎን ላይ በጣለው ጊዜ (የሆነው ሆነ)። فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾

104. ጠራነውም: «ኢብራሂም ሆይ! وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَّبِعِهِمُ ﴿١٠٤﴾

105. «ራዕዩን በርግጥ እውን አደረግክ።» እኛ ልክ فَذُ صَدَقْتَ الرَّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾

106. ይህ እርሱ በእውነት ግልጽ ፈተና ነው። إِنَّ هَذَا لَهُوَّ الْبَلْتُوَا الْمُئِينِ ﴿١٠٦﴾

107. በታላቅ እርድም መስዕዋት ቤዛ አደረግንለት። وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمِ ﴿١٠٧﴾

108. በእርሱም ላይ በኋላኞቹ ህዝቦች ውስጥ መልካም ዝናን አስቀረንለት። وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾

109. ሰላም በኢብራሂም ላይ ይሁን። سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾

110. ልክ እንደዚሁ መልካም ሰሪዎችን ሁሉ እንመነዳለን። كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾

111. እርሱ በእርግጥ ካመኑት በሮቻችን ነው። إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾

112. በኢስሐቅም አበሰርነው። ከመልካሞች የሆነ ነብይ ሲሆን። وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾

113. በእርሱና በኢስሐቅ ላይም ባረክን። ከሁለቱም ዘሮች በጎ ሰሪ አለ። ነፍሱን በግልጽ በዳይም አለ። وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُوسَىٰ وَهَارُونُ ﴿١١٣﴾

114. በሙሳና በሀሩን ላይ በእርግጥ ለገስን። وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾

115. እነርሱንም ሆነ ህዝቦቻቸውንም ከታላቅ ጭንቅ አዳንን። وَفَجَبْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾

116. ረዳናቸውናም እነርሱ አሸናፊዎቹ ሆኑ። وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكُونُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾

117. በጣም የተብራራውንም መጽሐፍ ሰጠናቸው። وَءَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾

118. ቀጥተኛውንም መንገድ መራናቸው። وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾

119. በሁለቱም ላይ በኋላኞቹ ህዝቦች ውስጥ መልካምን ዝናን ተውንላቸው። وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾

120. ሰላም በሙሳና በሀሩን ላይ ይሁን። سَلِّمْ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾

121. እኛ ልክ እንደዚሁ በጎ አድራጊዎችን ሁሉ እንመነዳለን። إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾

122. ሁለቱም በትክክል በአላህ ካሙኑት ባሮቻችን ናቸው። إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

123. ኢልያስም በእርግጥ ከመልዕክተኞቹ ነው። وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

124. ለህዝቦቹም ባለ ጊዜ (አስታውስ) «አላህን አትፈሩምን? إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

125. «ስዕልን ትገዛላችሁ? ከስዓሊዎቹ ሁሉ ይበልጥ በጣም አሳማሪ የሆነውም አምላክ ትተዋላችሁን? أَتَذْعُرُونَ بَعْلًا وَتَذُرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِ بَيْنَ أَعْيُنِنَا ﴿١٢٥﴾

126. «አላህ ጌታችሁና የቀድሞዎቹ አባቶቻችሁንም ጌታ ትተዋላችሁን?» اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿١٢٦﴾

127. አስተባባሪዎችም ስለዚህ እነርሱ ለቅጣት የሚጣዱ ናቸው። فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾

128. ንጹህ የተደረጉት የአላህ ባሮች ብቻ ሲቀሩ። إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾

129. በእነርሱ ላይም በኋለኞቹ ህዝቦች ውስጥ መልካም ዝናን ተውንላት። وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾

130. ሰላም በኢልያስ ላይ ይሁን፤ سَلِّمْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٣٠﴾

131. እኛ ልክ እንደዚሁ መልካም ሰሪዎችን እንመነዳለን። إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾

132. እርሱ በእርግጥ ከምዕመናን ባሮቻችን ነው። إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

133. ሉጥም በእርግጥ ከመልዕክተኞቹ ነው። وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾

134. እርሱንና ቤተሰቦቹን ሁሉንም በአዳናቸው ጊዜ (የሆነውን አስታውስ)። إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾

135. በቅጣቱ ውስጥ ከቀሪዎቹ የሆነችው አሮጊት ብቻ ስትቀር። إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِ ﴿١٣٥﴾

136. ከዚያም ሌሎቹን አጠፋን። ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾

137. (መኮች ሆይ)፤ እናንተም በእነርሱ መኖሪያዎች ላይ ያነጋችሁ ስትሆኑ ታልፋላችሁ። وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾

138. በሌሊትም ታልፋላችሁ። ልብ አታደርጉምን? وَبِالْبَيْتِ أَفْلا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

139. ዩኑስም በእርግጥ ከመልዕክተኞቹ ነው። وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾

140. ወደ ተሞላው መርከብ በከበለለ ጊዜ አስታውስ። إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّكَ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾

141. እጣም ተጣጣለ፤ ከተሸነፉትም ሆነ። فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

142. እርሱም ተወቃሽ ሲሆን ዐሳ ነባሪው ዋጠው። فَالْتَقَمَهُ الْخَوْثُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾

143. እርሱ ለጌታው ከአወዳሾቹ ባልሆነ ኖሮ ﴿143﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ

144. እስከሚቀሰቀሱበት ቀን ድረስ በሆዱ ውስጥ በቆየ ነበር። ﴿144﴾ لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

145. እርሱ በሽተኛ ሆኖ በቃይ በሌለው ባህር ዳርቻ ላይ ጣልነዉም። ﴿145﴾ * فَتَبَدَّنَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ

146. በእርሱም ላይ በአጠገቡ ከቅል የሆነችን ዛፍ አበቀልን። ﴿146﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ

147. ወደ መቶ ሺህ ሰዎችም ላክነው፤ ከቶውንም ይጨምራሉ። ﴿147﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

148. አመኑም። እስከ ጊዜው ድረስም አጠቀምናቸው። ﴿148﴾ فَأَمَانُوا فَسَمِعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ

149. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የመካን ሰዎች ጠይቃቸዉም። «ለጌታህ ሴት ልጆች ለእነርሱም ወንዶች ልጆች ይኖራሉን? ﴿149﴾ فَاسْتَفْتَيْهِمَ الرِّبِّيَّكَ الْأَنْبَاتُ وَلَهُمُ الْبُنُونَ

150. «ወይስ እኛ እነርሱ የተጣዱ ሆነው መላዕክትን ሴቶች አድርገን ፈጠርን?» ﴿150﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنْتِنَا وَهُمْ شَاهِدُونَ

151. አስተውሉ! እነርሱ ከቅጥፈታቸው የተነሳ ይላሉ። ﴿151﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ

152. ፡- «አላህ መላዕክትን ወለደ።» እነርሱም በእርግጥ ውሸታሞች ናቸው። ﴿152﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

153. በወንዶች ልጆች ላይ ይልቅ ሴቶችን ልጆች መረጠን? ﴿153﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ

154. ለእናንተ ምን አስረጂ አላችሁ? እንዴት ትፈርዳላችሁ! ﴿154﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

155. አትገነዘቡምን? ﴿155﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

156. ወይስ ለእናንተ ግልጽ አስረጂ አላችሁን? ﴿156﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ

157. «እውነተኞች እንደሆናችሁ መጽሐፋችሁን አምጡ» በላቸው። ﴿157﴾ فَأَثَرُوا بِكَيْتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

158. በአላህና በአጋንንት መካከልም ዝምድናን አደረጉ። አጋንንትም ሆኑ ይህን ባዩች በእሳት የሚጣዱ መሆናቸውን በእርግጥ አውቀዋል። ﴿158﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

159. አላህ ከሚመጥኑት ሁሉ ጠራ። ﴿159﴾ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ

160. ግን የተመረጡት የአላህ ባሮች በአላህ ላይ አይዋሹም። ﴿160﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ

161. (ከሐዲያን ሆይ!) እናንተም የምትገዟቸዉም ሁሉ፤ ﴿161﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ

162. በእርሱ በአላህ ላይ አንድንም አጥማሚዎች አይደላችሁም ﴿162﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِقَاتِلِينَ

163. ያንን እርሱ ገሀነም ገቢ የሆነውን ቢሆን እንጂ (አጥማሚዎች አይደላችሁም)። إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾

164. (መላእክቶችም አሉ)? «ከእኛ አንድም የለም፤ ለእርሱ የታወቀ ደረጃ ያለው ቢሆን እንጅ። وَمَا مِمَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾

165. «እኛም ጌታን ለመገዛት ተሰላፊዎቹ እኛ ነን። وَأَنَا لَتَحُنُّنَ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾

166. «እኛም አላህን አጥሪዎቹ እኛው ነን።» وَأَنَا لَتَحُنُّنَ الْمُسْتَبْحُونَ ﴿١٦٦﴾

167. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነርሱ (ከሓዲያን) በእርግጥ ይሉ ነበር። وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾

168. «ከቀድሞዎቹ መጽሐፍ ገሳጭ መጽሐፍ እኛ ዘንድ በነበረ ኖሮ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾

169. «የአላህ ምርጫች ባሮች በሆን ነበር።» لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾

170. ግን ቂርአኑ በመጣላቸው ጊዜ በእርሱ ላይ ካዱ። ወደ ፊትም በእርግጥ ያውቃሉ። فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾

171. የእርዳታ ቃላትንም መልዕክተኞች ለሆኑት ባሮቻችን በእውነት አልፋለች። وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾

172. እነርሱ ተረጂዎቹ እነርሱ ብቻ ናቸው። إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾

173. ሰራዊቶቻችንም በእርግጥ አሸናፊዎቹ እነርሱ ናቸው። وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْعَلِيُّونَ ﴿١٧٣﴾

174. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነርሱም ከመካከ ከሓዲያን እስከ ጥቂት ጊዜ ድረስ ዙር ተዋቸው። فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾

175. ተመልከታቸውም ወደፊትም የሚደርስባቸውን ያያሉ። وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾

176. በቅጣታችንም ያቻኩሉናልን? أَفَيَعْدَابِنَا يُسْتَعْجَلُونَ ﴿١٧٦﴾

177. በቀያቸውም በወረደ ጊዜ የተስፋራሪዎቹ ንጋት ከፋ! فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾

178. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነርሱን እስከ ጥቂት ጊዜ ድረስ ተዋቸው። وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾

179. ተመልከትም በእርግጥም ያያሉ። وَأَبْصُرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾

180. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የማሸነፍ ጌታ የሆነው ጌታህ ከሚሉት ሁሉ ጠራ። سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾

181. በመልዕክተኞቹም ላይ ሰላም ይሁን። وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾

182. ምስጋና ሁሉም ለዓለማት ጌታ ለሆነው ለአላህ ብቻ ይገባው። وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

ሱረቱ ሲድ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ሲድ፤ የግሳዔ ባለቤት በሆነው ቁርኣን እምላላሁ። صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾
2. ይልቁንም እነዚያ በአላህ የካዱ ሰዎች በከባድ ትዕቢትና በአጓጉል ክርክር ውስጥ ናቸው። بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿٢﴾
3. ከእነርሱ በፊት ከክፍለ ዘመናት ሀዝቦች ብዙን አጥፍተናል። ጊዜው የመሸሻና የማምለጫ ጊዜ ሳይሆንም (ለእርዳታ) ተጣሩ። كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلا تِجَارَاتٍ بَيْنَ مَتَانٍ ﴿٣﴾
4. ከእነርሱ መካከል የሆነ አስፈራሪ ስለመጣላቸውም ተደነቁ። ከሓዲያንም አሉ። «ይህ ድግምተኛ ጠንቋይ ውሸታም ነው። وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا سَجْرٌ كَذٰبٌ ﴿٤﴾
5. «አማልዕክቶችን አንድ አምላክ አደረጋቸውን? ይህ አስደናቂ ነገር ነው።» አሉ። أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ﴿٥﴾
6. ከእነርሱም መካከል ባላባቶቹ (እንዲህ) እያሉ አዘገጡ። «ሂዱ በአማልክቶቻችሁም መገዛት ላይ ጽኑ። ይህ ከእኛ የሚፈለግ ነገር ነውና وَأَنْظَلِقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَسُوا وَأَصْبُرُوا عَلَىٰ ءِلٰهَتِكُمْ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾
7. «ይህንንም አስተምህሮት ከኋለኛይቱ (ከመጨረሻይቱ) ሃይማኖት አልሰማንም። ይህ ውሸትን መፍጠር እንጂ ሌላ አይደለም። مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هٰذَا إِلَّا آخْتِلَاقٌ ﴿٧﴾
8. «ከመካከላችን በእርሱ ላይ ብቻ ቁርኣን ተወረደን?» (እያሉ አዘገጡ።) ይልቁን እነርሱ ከግሳዔ በመጠራጠር ውስጥ ናቸው። በእርግጥም ቅጣትን ገና አልቀመሱም። أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا بَلِ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلِ لَمَّا يَدُوْفُوا عَدَابِي ﴿٨﴾
9. ወይስ የአሸናፊውና የለጋሹ ጌታህ የአላህ የችሮታው መካኪኖች እነርሱ ዘንድ ናቸውን? أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّيكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾
10. ወይስ የሰማይ የምድር እና የመካከላቸውም ንግስና የእነርሱ ነውን? (ነው ካሉ) እስቲ በመሰላሎች ወደ ላይ ይውጡ። أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلَيَرْتَقُوا فِي الْآسٰبِ ﴿١٠﴾
11. እነርሱም እዚያ ዘንድ ከአህዛብ ሁሉ ተሸናፊ የሆነ ሰራዊት ናቸው። جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْآحْزَابِ ﴿١١﴾
12. ከእነርሱም በፊት የኑህ ሀዝቦች፤ ዓድ እና የችካሎች ባለቤት የሆነው ፈርዖንም አስተባብለዋል። كَذٰبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ﴿١٢﴾
13. ሰሙድም፤ የሉጥ ሰዎችም፤ የአይካ ሰዎችም፤ አስተባበሉ። እነዚህ አህዛቦቹ ናቸው። وَتَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحٰبُ لَيْكَةِ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابِ ﴿١٣﴾

14. ሁሉም መልዕክተኞችን ያስዋሹ እንጂ ሌላ አይደሉም። ከዚያ ቅጣቴ ተረጋገጠባቸው።

إِنْ كُلِّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾

15. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚህ ያችን ለእርሷ መመለስ የሌላትን አንዲት ጩኸት ብቻ እንጂ ሌላን አይጠባበቁም።

وَمَا يَنْظُرُ هَتُّوْلَاءٍ إِلَّا صَبِيحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾

16. (በመሰለቅም) «ንታችን ሆይ! ከምርመራው ቀን በፊት ቅጣታችንን አጣድፍልን» አሉ።

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِبْنَا لَنَا وَقَطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

17. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በሚሉት ነገር ላይ ታገስ። የሃኃይል ባለቤት የሆነውን ባሪያችንንም ዳውድን አውሳው። እርሱ በጣም መላሳ ነው።

أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾

18. እኛ ተራራዎችን ከቀትር በኋላና በረፋዱም ከእርሱ ጋር የሚያወድሱ ሲሆን እንዲታዘዙት አገራንላት።

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾

19. በራሪዎችንም (አእዋፍን) የሚሰበሰቡ ሆነው አገራንላት። ሁሉም ለእርሱ ማወደስ የሚመላለስ ነው።

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾

20. ንግስናውንም አበረታንላት ጥበብንና ንግግርን መለዋትንም ሰጠነው።

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُمْ وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾

21. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የተከራካሪዎቹ ወሬ መጥቶልሃልን? እልፍኙን (ምኩራቡን) በተንጠላጠሉ ጊዜ።

*وَهَلْ أَتَاكَ نَبِيًّا الْخُضْمِ إِذْ تَسْوَرُوا الْمِحْرَابِ ﴿٢١﴾

22. በዳውድ ላይም በገቡ ጊዜ ከእነርሱም ሁኔታ በደነገጠ ጊዜ (እንዲህ) አሉት: «አትፍራ። እኛ ከፈላችን በከፊሉ ላይ ወሰን ያለፈ ሁለት ተከራካሪዎች ነን። በመካከላችንም በእውነት ፍረድ። አታዳላም። ወደ ትክክለኛው መንገድም ምራን።

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

23. «ይህ ወንድሜ ነው። ለእርሱ ዘጠና ዘጠኝ ሴት በጎች አሉት ለእኔም አንዲት ሴት በግ አለችኝ <እርሷንም ለእኔ አድርጋት> አለኝ። በንግግርም አሸነፈኝ።» አለው።

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَلِي نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

24. «ሴት በግህን ወደ በጎቹ ለመቀላቀል በመጠየቅ በእርግጥ በደለሀ። ከተጋሪዎች ብዙዎቹ ከፈላቸው በከፊሉ ላይ ወሰን ያልፋሉ። እነዚያ ያመኑትና መልካሞችን የሰፋት ብቻ ሲቀሩ፤ እነርሱም በጣም ጥቂቶች ናቸው።» አለ። ዳውድም የፈተንነው መሆኑን ወዲያውኑ አወቀ። ከንታዉም ምህረትን

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

ለመነና ስጋጅ ሆኖም ወደቀ። በመጻጸትም ተመለሰ።

1

25. ያንንም ማርነው። ለእርሱም እኛ ዘንድ
فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكُمْ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ
የመቅረብ ክብር መልካም መመለሻም አለው።
وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾

26. (እኛም አልነው) «ዳውድ ሆይ! እኛ በምድር ላይ
يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ
ምትክ አድርገንህልና በሰዎች መካከል በእውነት
فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
ፍረድ። የግል ዝንባሌህንም አትከተል። ከአላህ
فِيضْلِكَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ
መንገድ ያሳስተሃልና።» እነዚያ ከአላህ መንገድ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
የሚሰሩት ሁሉ የምርመራውን ቀን በመርሳታቸው
يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ ለእነርሱ ብርቱ ቅጣት አለባቸው።

27. ሰማይን ምድርን በመካከላቸውም ያለውን ሁሉ
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
ለከንቱ አልፈጠርንም። ይህ የእነዚያ የካዱት ሰዎች
بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
ጥርጣሬ ነው። ለእነዚያም ለካዱት ሰዎች ሁሉ ከእሳት
كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ ወዮላቸው።

28. በእውነቱ እነዚያ ያመኑትና መልካም ተግባሮችን
أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
የሰሩትን ልክ በምድር ውስጥ እንደሚያጠፉት
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ
እናደርጋለን? ወይስ አላህን ፈሪዎችን ልክ እንደ
كَالْفٰجِرِ ﴿٢٨﴾ ከሐዲያን እናደርጋለን?

29. ይህ መጽሀፍ ወደ አንተ ያወረደነው ብሩክ
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
መጽሀፍ ነው። አናቅጽን እንዲያስተነትኑና የአእምሮ
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾ ባላቤቶችም እንዲገሰጹበት አወረደነው።

30. ለዳውድም ሱለይማንን ሰጠነው። ሱለይማን
وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ
ምን ያምር ባሪያ ነው። እርሱ ወደ ጌታው መለሰ
﴿٣٠﴾ ነው።

31. በእርሱ ላይ ከቀትር በኋላ በሶስት እግሮችና
إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشيِّ الصَّفِينَتِ الْحَيَاةُ
በአራተኛው እግር ኮቴ ጫፍ የሚቆሙ ጫሌ ፈረሶች
﴿٣١﴾ በተቀረቡለት ጊዜ (የሆነውን አስታውስ)።

32. (እንዲሁም) አለ: «ጸሀይ በግርዶ እስከተደበቀች
فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي
ድረስ ጌታየን ከማስታወስ ፈንታ ፈረስን መውደድን
﴿٣٢﴾ መረጥኩ!

33. «በሉ ፈረሶችን ወደ እኔ መልሷቸው።» (አለ)።
رُدُّوهَا عَلَىٰ ظَفْنِقٍ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ
ከዚያም እግሮቻቸውንና አንገቶቻቸውን መቁረጥ
﴿٣٣﴾ ያዙ።

34. ሱለይማንንም በእርግጥ ፈተነው።
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ
በመንበሩም ላይ የሆነ አካልን ጣልን። ከዚያም
﴿٣٤﴾ በመጻጸት ተመለሰ።

1 እዚህ አንድ ሱጵድ ይደረጋል

35. «ጌታዬ ሆይ! ማረኝ ከእኔ በኋላ ለአንድም የማይገባን ንግስናንም ስጠኝ። ለጋሹ አንተ ብቻ ነህና» አለ።

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

36. ንፋስንም በትዕዛዙ ወደ ፈለገበት ስፍራ ልዝብ ሆና የምትነፍስ ስትሆን ገራንላት።

فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾

37. ሰይጣናትንም ገንቢዎችንና ሰማጮችን ሁሉ ገራንላት።

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾

38. ሌሎችንም በሰንሰለቶች ተቆራኞችን ገራንላት።

وَعَاخِرِينَ مَّقْرِنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾

39. ይህ ስጦታችን ነው ያለ ግምት ለግስ። ወይም ጨብጥ (አልነው)።

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

40. ለእርሱም እኛ ዘንድ መቅረብ መልካም መመለሻም በእርግጥ አለው።

وَأِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّوَابٍ ﴿٤٠﴾

41. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ባሪያችን አዩብንም፡ «እኔ ሰይጣን በጉዳትና በስቃይ ነካኝ» ሲል ጌታውን በተጣራ ጊዜ። የሆነውን አስታውስ

وَأَذْكُرُ عَبْدًا أَيْبُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾

42. በእግርህ ምድርን ምታ። ይህ ቀዝቃዛ መታጠቢያ መጠጥም ነው (ተባለ)።

أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾

43. ለእርሱ ከእኛ ዘንድ በሆነ ችሮታ ባለ አእምሮዎችንም ለመገሰጽ ቤተሰቦቹንም ከእነርሱ ጋር መሰላቸውን ሰጠው።

وَوَهَبْنَا لَهُ ذُرِّيَّتَهُ وَأَهْلَهُ وَمَثَلَهُمْ فَمَعَهُمْ رَحْمَةٌ مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

44. «በእጅህ ጭብጥ አርጬጭን ያዝ በእርሱም (ሚስትህን) ምታ። ማላህንም አታፍርስ።» (አልነው) እነሆ ታጋሽ ሆኖ አገኘው። ምን ያምር ባሪያ ነው። እርሱም በጣም መላሳ ነው።

وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

45. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እንዲያን የኅይወት የማስተዋል ባለቤቶች የሆኑትን ባሮቻችንም ኢብራሂምን ኢስሐቅንና ያዕቆብንም ለህዝቦችህ አውሳላቸው።

وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾

46. እኛ ጥሩ በሆነች ጠባይ መረጥናቸው፤ እርሷም የመጨረሻይቱን አገር ማስታወስ ናት።

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذُكِّرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾

47. እነርሱም እኛ ዘንድ ከመልካሞቹ ምርጫ ናቸው።

وَأِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾

48. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ኢስማኢልንም፤ ኢዳያንንም፤ ዙልኪፍልንም አውሱ፤ ሁሉም ከበላጮቹ ናቸው።

وَأَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

49. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህ መልካም ዝና ነው። አላህን ለሚፈሩም በእርግጥ ውብ የሆነ መመለሻ አላቸው።

هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾

50. በሮቻቸው ለእነርሱ የተከፈቱ ሲሆኑ የመኖሪያ ገንቶች አሏቸው።

جَنَّتْ عَدْنٍ مُّفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾

51. በእርሷ ውስጥ የተደገፉ ሆነው በውስጧ በብዙ ሕይወቶችና በመጠጥም ያዘዘሉ።

مُتَّكِيَيْنَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفِكَهٍ كَثِيرٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾

52. እነርሱ ዘንድም ዓይኖቻቸውን በባሎቻቸው ላይ አሳጣሪዎች እኩያዎች ሴቶች አሉ።

* وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْظَّرْفِ أَرْتَابٌ ﴿٥٢﴾

53. ይህ ለምርመራው ቀን የምትቀጠሩት ተስፋ ነው።

هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾

54. ይህ ሲሳያችን ነው። ለእርሱ ምንም ማለቅ የለውም።

إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٤﴾

55. ይህ (ለትክክለኛ አማኞች ሲሆን።) ለጠማሞችም በጣም የከፋ መመለሻ አላቸው።

هَذَا وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴿٥٥﴾

56. የሚገቧት ስትሆን ገሀነም አለቻቸው። ምንጣፊቱም ምንኛ ከፋች።

جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَا فَيَبْسُؤُا الْمَهَادُ ﴿٥٦﴾

57. ይህ ለከላዲያን ነው። ይቅመሱትም የፈላ ውሃና እዥ ነው።

هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ ﴿٥٧﴾

58. ሌላም እነርሱን ከመሰሉ ብዙ አይነቶች አሉ።

وَعَاخِرٌ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾

59. ይህ ከናንተ ጋር በመጋፈጥ ገቢ ቡድን ነው (ይባላሉ)። ለእነርሱ አይስፋቸውም። እነርሱ እሳትን ገቢዎች ናቸውና (ይላሉ)።

هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾

60. ተከታዮቹም ይላሉ፡- «ይልቁን እናንተ አይስፋችሁ። እናንተ ክህደቱን ለእኛ አቀረባችሁት መርጊያይቱም ገሀነም ከፋች።»

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيَبْسُؤُا الْقَرَارِ ﴿٦٠﴾

61. «ጌታችን ሆይ! ይህንን ያቀረበልንን ሰው በእሳት ውስጥ ድርብ ቅጣትን ጨምርለት» ይላሉ።

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدَّهٗ عَدَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾

62. ይላሉም «ለእኛ ምን አለን? ከመጥፎዎች እንቆጥራቸው የነበሩትን ሰዎች እዚህ አናይምሳ።

وَقَالُوا مَا لَنَا لَنَرَى رَجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾

63. «(ሳይገባቸው) መቀለጃ አድርገን ይዘናቸው ነውን? ወይስ ዓይኖቻችን ከእነርሱ ዋለሉ?»

أَتَخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾

64. ይህ በእርግጥ እውነት ነው። እርሱም የእሳት ሰዎች የእርስ በርስ የመካሰስ ወሬ ነው።

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

65. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በል: «እኔ አስፈራሪ ብቻ ነኝ። ኃያልና አንድ ከሆነ አላህ በስተቀር ምንም አምላክ የለም።»
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنِّي إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾

66. «የሰማያትና የምድር በመካከላቸውም ያለው ሁሉ ጌታ አሸናፊና መሐሪ ነው።»
 رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٦٦﴾

67. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በል: «እርሱ (ቁርአን) ታላቅ ዜና ነው።»
 قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾

68. «እናንተ ከእርሱ ዘንጊዎች ናችሁ።»
 أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾

69. «በሚከራከሩ ጊዜ በላይኛው ሰራዊት ለእኔ ምንም እውቀት አልነበረኝም።»
 مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يُخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾

70. «ወደ እኔም አስፈራሪ ገላጭ በመሆኔ እንጂ በሌላ አይወርድልኝም።» በል።
 إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾

71. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ጌታህ ለመላዕክት እኔ ሰውን ከጭቃ ፈጣሪ ነኝ ባለ ጊዜ (የነበረውን አስታውስ)።»
 إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾

72. «ፍጥረቱንም ባስተካከልኩና ከመንፈሴ በነፋሁበትም ጊዜ ሁላችሁም ለእርሱ ሰጋጆች ሆናችሁ ውደቁ።» (አልኩ።)
 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾

73. መላው መላዕክትም በአንድነት ሰገዱ።
 فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾

74. ዲያብሎስ ብቻ ሲቀር። ከራም። ከከሐዲያንም ሆነ።
 إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

75. አላህ «ዲያብሎስ ሆይ! በሁላት እጆቼ ለፈጠርኩት ለአደም ከመስገድ ምን ከለከላህ? ከርተህ ነው? ወይስ ፊቱ ከትዕቢተኞች ነበርክ?» አለው።
 قَالَ يَتَّبِعُنِي مَا مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبِرُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾

76. ዲያብሎስም «እኔ ከእርሱ የተሻለኩ ነኝ። እኔን ከእሳት የፈጠርክኝ ስትሆን እሱን ግን ከጭቃ ነው የፈጠርከው።» አለ።
 قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾

77. (አላህም) አለ:- «ከእርሷ ውጣ። አንተ የተባረርክ ነህና።»
 قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾

78. «እርግጫም እስከ ፍርዱ ቀን ድረስ ባንተ ላይ ይሁን።» አለው።
 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾

79. (ዲያብሎስም) «ጌታየ ሆይ! እስከሚቀሰቀሱበት ቀን ድረስ እባክህ አቆየኝ።» አለ
 قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾

80. (አላህም) አለ:- «አንተ ከሚቆዩት ነህ።»
 قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾

81. «እስከ ታወቀው ወቅት ቀን ድረስ።»
 إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾

82. (እርሱም) አለ: «በአሸናፊነትህ ይሁንብኝ ሁላቸውንም አሳስታቸዋለሁ።»

قَالَ فِعْرَتِكَ لِأَعْوِيَّتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

83. «ከእነርሱ መካከል ምርጥ ባደችህ ብቻ ሲቀሩ።»

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٣﴾

84. (አላህም) አለ: «እውነቱም ከእኔ ነው። እውነትንም እላለሁ(እናገራለሁ)።»

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَلُ ﴿٨٤﴾

85. «በአንተና ከእነርሱ መካከል በተከተሉህም ባንድ ላይ ገሀነምን በእርግጥ እሞላታለሁ» አለው።

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

86. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በል: «በእርሱ ላይ ምንም ዋጋ አል ጠይቃችሁም። እኔም ከተግደርዳሪዎቹ አይደለሁም።»

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾

87. «እርሱ (ቋርኣን) ለዓለማት መገሰጫ እንጂ ሌላ አይደለም።»

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

88. «የትንቢቱን እውነትነት ከጊዜ በኋላም ቢሆን በእርግጥ ታውቁታላችሁ።» በላቸው።

وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

ሱረቱ አዝ ዙመር

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራለሁ)።:

1. የመጽሐፉ መወረድ አሸናፊና ጥበበኛ ከሆነው ከአላህ ነው።

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾

2. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እኛ ወደ አንተ መጽሐፉን በእውነት የተሞላ ሲሆን አወረድነው። አላህንም ሃይማኖትን ለእርሱ ብቻ ያጠራህ ሆነህ ተገዛው።

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾

3. (ሙስሊሞች ሆይ!) አስተውሉ ፍጹም ጥሩ የሆነው ሃይማኖት ለአላህ ብቻ ነው። እነዚያ ከእርሱ ሌላ ጣዖታትን ረዳቶች አድረገው የያዙት ሁሉ «ወደ አላህ ማቃረብን እንዲያቃርቡን በማሰብ እንጂ ለሌላ አንገዛቸውም።» ይላሉ። አላህ በዚያ እነርሱ በሚለያዩበት ነገር በመካከላቸው ይፈርዳል። አላህም ውሸታምንና ከሐዲ የሆነን ሰው አያቀናም።

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾

4. አላህ ልጅን መያዝ በፈለገ ኖሮ ከሚፈጥረው ውስጥ የሚሻውን ይመርጥ ነበር። ጥራት ተገባው። እርሱ አሸናፊውና ብቸኛው አንዱ አላህ ነው።

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحٰنَهُ ۗ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾

5. አላህ ሰማያትንና ምድርን በእውነት ፈጠረ። ሌሊቱንም በቀን ላይ ይጠቀልላል። ቀኑንም በሌሊት ላይ እንዲሁ ይጠቀልላል። ጸሐይንና ጨረቃንም ገራ።

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُوِّرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُوِّرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ

ሁሉም ለተወሰነ ጊዜ ይሮጣሉ። (ሙስሊሞች ሆይ!) ወَسَخَرَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَفْوَ ۝

አስተውሉ! እርሱ አሸናፊውና መሀሪው ነውና።

6. (ሰዎች ሆይ!) ከአንዲት ነፍስ ፈጠራችሁ። ከዚያም ከእርሷ መቀናጃዋን ፈጠረ። ለእናንተም ከግመልና ከዳልጋ ከብት፤ ከፍጥና ከባግ ስምንት አይነቶችን (ጥንዶችን) አወረደ። በእናቶቻችሁ ሆዶች ውስጥ በሶስት ጨለማዎች ውስጥ ከመፍጠር በኋላ ሙሉ መፍጠርን ይፈጥራችኋል፤ ይህን ያደረገው ጌታችሁ አላህ ነው። ስልጣኑም የእርሱ ብቻ ነው። ከእርሱ ሌላ ትክክለኛ አምላክ የለም። ታዲያ ወዴት ትዘራላችሁ። ۝

7. በአላህ ብትክዱ አላህ ከናንተ የተብቃቃ ነው። ለባሪያዎቹም ክህደትን አይወድም፤ ብታመሰግኑም እርሱን ይወድላችኋል። ማንኛይቱም ኃጢአትን ተሸካሚ ነፍስ የሌላይቱን ኃጢአት አትሸከምም። ከዚያም የሁላችሁም መመለሻችሁ ወደ ጌታችሁ ብቻ ነው። ትሰሩት የነበራችሁትንም ሁሉ ይነግራችኋል። እርሱ በልቦች ውስጥ ያሉትን ሁሉ አዋቂ ነውና።

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۗ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

8. የሰውን ልጅ ጉዳት ባገኘው ጊዜ ወደ እርሱ ተመለሽ ሆኖ ጌታውን ይጠራል። ከዚያም ከእርሱ ዘንድ ጸጋን በሰጠው ጊዜ ያንን ከዚያ በፊት ወደ እርሱ ይጸልይበት የነበረውን መከራ ይረሳል። ከመንገዱ ለማሳሳትም ለአላህ ባላንጣዎችን ያደርጋል። ለእንዲህ አይነቱ ሰው «በክህደት ጥቂትን ተጣቀም፤ አንተ በእርግጥ ከእሳት ጓዶች ነህ።» በለው።

ۗ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا ۖ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝

9. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ያ የመጨረሻይቱን ዓለም ቅጣት የሚፈራ የጌታውንም ችሮታ የሚከፈል ሲሆን በሌሊት ሰዓቶችም ሰጋጅና ቋሚ ሆኖ ለጌታው የሚገዝ ሰው (እንደ ተስፋ ቢሱ ከሐዲ ነው? በለው።) «እነዚያ የሚያውቁና እነዚያ የማያውቁ ይስተካከላሉ?» በላቸው። የሚገሰጹት ባለ አእምሮዎች ብቻ ናቸው።

أَمَّنْ هُوَ قَلْبُكَ عِندَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

10. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) (ጌታችሁ) «እናንተ ያመናችሁ ባሮቹ ሆይ! ጌታችሁን ፍሩ። ለነዚያ በዚህች በቅርቡ ዓለም መልካም ለሠሩት መልካም ምንዳ አላቸው። የአላህ ምድርም ሰፊ ናት፤ (ብትቸገሩ ተሰይዱ)። ታጋሾቹ ምንዳቸውን የሚሰጡት ያለግምት ነው» (ይላል) በላቸው።

قُلْ يٰۤاٰیُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْنَ اٰحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّاَرْضَ اللّٰهِ وَاَسْعٰهُ ۗ ۙ اِنَّمَا يُوَفِّي الصّٰلِحِيْنَ اَجْرَهُمْ بِعَبْرِ حِسَابٍ ۝

11. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ! እንዲህ) በል: «እኔ አላህን ሃይማኖትን ለእርሱ ያጠራሁ ሆኜ እንድንገዛው ታዘዝኩ።»
 قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾

12. «የሙስሊሞች መጀመሪያ እንድሆን ታዘዝኩ» በል: وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾

13. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እኔ ከጌታዬ ባምጽ ያታላቁን ቀን ቅጣት እፈራለሁ» በል: عَظِيمٍ ﴿١٣﴾

14. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) (እንዲህ) በል: «አላህን ሃይማኖቴን ለእርሱ ያጠራሁ ሆኜ እገዛዋለሁ።» قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٤﴾

15. «ከእርሱ ሌላ የሻችሁትን ተገዙ። ከሳሪዎች ማለት እነዚያ በትንሳኤ ቀን ነፍሶቻቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ያከሰሩ ናቸው። ሰዎች ሆይ! አስተውሉ። ግልጽ ከሳሪ ማለት ይህ ነው።» በላቸው። فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾

16. ለእነርሱ ከበላያቸው ከእሳት የሆኑ ድርብርብ ጥላዎች አሏቸው። ከስራቸውም እንዲሁ። ይህ አላህ ባሮቹን እንዲጠነቀቁ በእርሱ ያስፈራራቸዋል። ባሮቹ ሆይ! ስለዚህ ፍሩኝ። لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۗ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبَادُونَ ﴿١٦﴾

17. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያም ጣዖታትን ከመገዛት የራቁ እና ወደ አላህ የዘሩ ሁሉ ለእነርሱ ታላቅ ብስራት አላቸው። ስለዚህ ባሮቹን አብስር። وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الظُّلُمَاتِ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَتَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ ﴿١٧﴾

18. እነዚያን ንግግርን የሚያዳምጡትንና መልካምን የሚከተሉትን (ባሮቹን አብስር)፤ እነዚያ አላህ ወደ ቀናው መንገድ የመራቸው ናቸው። እነዚያም እነርሱ ባለ አእምሮዎቹ ናቸው። الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

19. በእርሱ ላይ የቅጣት ቃል የተረጋገጠችበትን (ትመራዋለህን?) አንተ በእሳት ውስጥ ያለን ታድናለህን? أَمَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾

20. ግን እነዚያ ጌታቸውን የፈሩ፤ ለእነርሱም ከበላያቸው የታነጹ ሰገንቶች ያሏቸው ሰገንቶች ከስሮቻቸውም ወንዞች የሚፈሩባቸው የሆኑ አሏቸው። (ይህንን) አላህ ቃል ገባላቸው፤ አላህም ቃሉን አያፈርስም። لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾

21. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ ከሰማይ ውሃን እንዳወረደና በምድር ውስጥ ምንጮች አድርጎ እንዳስገባው አላላህምን? ከዚያም በእርሱ ብዙ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ﴿٢١﴾

አይነቶች የሆኑ የተለያዩ አዝመራዎችን ያወጣበታል። ከዚያም ይደርቃል። ገርጥቶም ታየዋለሁ። ከዚያ ስብርብር ያደርገዋል፤ በዚህ ውስጥ ለባለ አጎምሮዎች ግሳዕ አለበት።

ثُمَّ يَجْعَلُهُر حَطَلًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٦١﴾

22. አላህ ደረቱን ለእስልምና ያሰፋለትና እርሱም ከጌታው ዘንድ በብርሃን ላይ የሆነ ሰው (ልቡ እንደ ደረቀ ሰው ነው?) ልቦቻቸውም ከአላህ መወሰን ለደረቁ ሰዎች ወየውላቸው፤ እነዚያ በግልጽ መሰረት ውስጥ ናቸው።

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِءَ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٢﴾

23. አላህ ከዜና ሁሉ መልካምን ተመሳሳይ ተደጋጋሚ የሆነን መጽሐፍ (ቁርአንን) አወረደ። ከእርሱ ግሳዕ የእነዚያ ጌታቸውን የሚፈሩት ሰዎች ቆዳዎች ይከማተራሉ። ከዚያም ቆዳዎቻቸውና ልቦቻቸው ወደ አላህ ተስፋ ማስታወስ ይለዝባሉ። ይህ የአላህ መምሪያ ነው፤ በእርሱ የሚሻውን ሰው ይመራበታል። አላህም የሚያጠመውን ሰው ለእርሱ ምንም አቅኝ የለውም።

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِءَ مَنِ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٦٣﴾

24. በትንሳኤ ቀን ክፉን ቅጣት በፊቱ የሚመክት ሰው (ከቅጣቱ እንደዳነው ነው?) ለበዳዮችም «ትሰሩት የነበራችሁን ቅጣትን ቅምሱ» ይባላሉ።

أَفَمَنْ يَتَّبِعِ يَوْجِهِءَ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقَيْمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٦٤﴾

25. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነርሱ በፊት የነበሩት አስተባበሉ። ቅጣቱም ከማያውቁት በኩል መጣባቸው።

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْتَهُمُ الْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٥﴾

26. አላህም በቅርቢቱ ሕይወት ውርደትን አቀመሳቸው። የመጨረሻይቱም ዓለም ቅጣት በጣም ትልቅ ነው። የሚያውቁ ቢሆኑ ኖሮ አያስተባብሉም ነበር።

فَإِذَا فَهَمُّهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

27. በዚህም ቁርአን ውስጥ ለሰዎች ይገሰጹ ዘንድ ከየምሳሌው ሁሉ በእርግጥ አብራራን።

وَلَقَدْ صَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٦٧﴾

28. መዛባት የሌለበት ዐረብኛ ቁርአን ሲሆን (አብራራንው)። ሊጠነቀቁ ይከጀላልና።

فُرءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٨﴾

29. አላህ በእርሱ ተጨቃጫቂዎች የሆኑ ተጋሪዎች ያሉትን ባሪያና ለአንድ ሰው ብቻ ንጹህ የሆነን ባሪያ ለሚያጋራና በአንድነት ለሚያምን ሰው ምሳሌ አደረገ። በምሳሌ ይስተካካላሉን? ምስጋና ሁሉ ለአላህ ይገባው። በእውነቱ አብዛኞቻቸው አያውቁም።

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

30. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተም ሚች ነህ፤ እነርሱም ሚችኛኛ ናቸው።

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾

31. ከዚያም እናንተ በትንሳኤ ቀን እንታችሁ ዘንድ ትከራከራላችሁ።

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

32. በአላህ ላይም ከዋሽ እውነቱንም በመጣለት ጊዜ ካስተባበለ ሰው ይበልጥ በዳይ ማን ነው? በገሀነም ውስጥ ለከተዲያን መኖሪያ የለምን? (አለ እንጂ)።

*فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

33. ያም በእውነት የመጣውና በእርሱ ያመነውም እነዚያ እነርሱ አላህን ፈሪዎቹ ናቸው።

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

34. ለእነርሱም በጌታቸው ዘንድ የሚሾኑት (የሚፈልጉት) ሁሉ አላቸው። ይህ የበጎ አድራጊዎች ምንዳ ነው።

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

35. አላህ ያንን በስህተት የሰሩትን መጥፎ ስራ ከእነርሱ ሊሰርዝላቸውና በዚያም ይሰሩት በነበሩት መልካም ስራ ምንዳቸውን ሊመነዳቸው ይህንን አደረገ።

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي أَلَّيْهِ عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

36. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በእነዚያ ከእርሱ ሌላ በሆኑትም ጣኦታት ያስፈራሩሀል፤ አላህ ለባሪያው በቂ አይደለምን? አላህ የሚያጠመውን ለእርሱ ምንም አቅኝ የለውም።

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

37. አላህ የሚያቀናውንም ለእርሱ ምንም አጥማሚ የለውም። አላህ አሸናፊውና የመበቀል ባለቤት አይደለምን?

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

38. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ሰማያትንና ምድርን የፈጠረ ማን እንደሆነ ብትጠይቃቸው «አላህ ነው» ይሉሃል። «ከአላህ ሌላ የምትገዟቸውን ጣዖታት አያችሁን? እስቲ ንገሩኝ። አላህ በጉዳት ቢፈልገኝ እነርሱ ጉዳቱን ገላጭች ናቸውን? ወይስ በቸሮታው ቢፈልገኝ እነርሱም ቸሮታውን አጋጆች ናቸውን?» በላቸው። «አላህ በቁዌ ነው። በእርሱ ላይ ተመኪዎች ይመካሉ» በል።

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِي ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

39. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በላቸውም። «ሀዘቦቼ ሆይ! ባላችሁበት ሁኔታ ላይ ሁኖችሁ ስሩ። እኔም ባለሁበት ሁኔታ ላይ ሁኜ ሰሪ ነኝና። ወደ ፊትም ትክክለኛው የቱ እንደነበር ታውቃላችሁ።

قُلْ يَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَجِلُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

40. «ያንን የሚያሳፍረው ቅጣት የሚመጣበትንና በእርሱ ላይ ዘውታሪ ቅጣት የሚሰፍርበትን ማንነት ታውቃለችሁ።»

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْرِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾

41. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እኛ መጽሐፉን ባንተ ላይ ለሰዎች ጥቅም በእውነት አወረድነው። እናም በሱ የተመራ ሰው ሁሉ ፋይዳው ለነፍሱ ነው። የጠመመም ሰው ጉዳቱ ለራሱ ነው የሚጠመው። አንተም ታስገድዳቸው ዘንድ በእነርሱ ላይ ጠባቂ አይደለህም።

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنْ أَسْفَهَا فَكَفَرْنَا بِهَا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُ ﴿٤١﴾

42. አላህ ነፍሶችን በሞታቸው ጊዜ ይወስዳል። ያችንም ያልሞተችውን ነፍስ በእንቅልፈ ጊዜ ይወስዳታል። ከዚያም ያችን ሞትን የፈረደባትን ነፍስ ይይዛታል። ሌላይቱን ደግሞ እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ ይለቃታል። በዚህ ውስጥ ለሚያስተነትኑ ህዝቦች ሁሉ አያሌ ተአምራት አሉበት።

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَمَاتِهَا فِيمُسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿٤٢﴾

43. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ይልቁንም ቁረይሾች ከአላህ ሌላ አማላጆችን ያዙ። «እነርሱ ምንም የማይችሉና ምንም የማያውቁ ቢሆኑም ታመልኳቸዋለችሁን?» በላቸው።

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُعَعَآءَ قُلُوبِ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَحْكُمُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

44. «ምልጃ ሁሉም የአላህ ብቻ ነው። የሰማያትና የምድር ስልጣንም የእርሱ ብቻ ነው። ከዚያም ወደ እርሱ ትመለሳለችሁ» በላቸው።

قُلْ لِلَّهِ الشُّعَاعُ جَمِيعًا ۗ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

45. አላህ ብቻውን በተወሳ ጊዜ የእነዚያ በመጨረሻይቱ ዓለም የማያምኑት ሰዎች ልቦና ይሸማቀቃሉ (ይደነብራሉ) እነዚያ ከእርሱ ሌላ የሆኑት ጣዖታት በተወሱ ጊዜ ደግሞ እነርሱ ወዲያውኑ ይደሰታሉ።

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾

46. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ሰማያትንና ምድርን የፈጠርክ ፍቁንም ቅርቡንም አዋቂ የሆነከው አላህ ሆይ! አንተ በባሮችህ መካከል በዚያም ይለያዩበት በነበሩት ነገር ትፈረዳለህ» በል።

قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَّمِكُمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

47. ለነዚያም ለበደሉት በምድር ያለው ሁሉ መላውም ከእርሱ ጋር መሰሉም ቢኖራቸው ኖሮ በትንሳኤ ቀን ከቅጣቱ ክፋት የተነሳ በእርሱ ነፍሶቻቸውን በተጠቀሱት ነበር። ለእነርሱም ከአላህ ዘንድ ያስቡት ያልነበሩት ሁሉ ይገለጽላቸዋል።

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾

48. ለእነርሱም የሰጋቸው መጥፎዎቹ ይገልጹላቸዋል። በእነርሱም ላይ በእርሱ ያላግጡበት የነበሩት ቅጣት ይሰፍርባቸዋል።

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٨﴾

49. ሰውም ጉዳት ባገኘው ጊዜ ይጠራናል። ከዚያም ከእኛ የሆነውን ጸጋ በሰጠው ጊዜ «እርሱን የተሰጠሁት በእውቀቱ ብቻ ነው።» ይላል። ይልቁንም እርሷ (ጸጋይቱ) መፈተኛ ናት። ግን አብዛሀኛዎቻቸው አያውቁም።

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا تُمًّا إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِمَّا قَالِ إِنَّمَا أَوْتَيْنَاهُ وَعَلَىٰ عِلْمِ بَلِّ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

50. እነዚያ ከእነርሱ በፊት የነበሩት ህዝቦች ይችኑ ቃል በእርግጥ ብለዋቃል። ይሰሩት የነበሩትም ነገር ከእነርሱ አልጠቀማቸዉም።

فَذَقَالهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَعْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾

51. የሰራዊታቸው መጥፎዎች ቅጠት አገኛቸው። ከእነዚህም እነዚያ የበደሉት የሰራዊታቸውን መጥፎዎች ፍዳ በእርግጥ ይነካቸዋል። እነርሱም አምላጮች አይደሉም።

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَدُولَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾

52. አላህ ሲሳዩን ለሚሻው ሰው የሚያሰፋ፤ ለሚሻው ሰው የሚያጠብም መሆኑን አያውቁምን? በዚህ ውስጥ ለሚያምኑት ህዝቦች ሁሉ አያሌ ግሳዴዎች አሉበት።

أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

53. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በላቸው «እናንተ በነፍሶቻችሁ ላይ ድንበር ያለፋችሁ ባሮቼ ሆይ! ከአላህ እዝነት ተስፋ አትቁረጡ። አላህ ታጢአቶችን ሁሉ ይምራልና። እነሆ እርሱ መሀሪዉና አዛኙ ነውና።»

* قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

54. (ሰዎች ሆይ!) ቅጣቱ ወደ እናንተ ከመምጣቱና ከዚያም የማትረዱ ከመሆናችሁ በፊት ወደ ጌታችሁ (በመጸጸት) ተመለሱ። ለእርሱም ታዘዙ።

وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾

55. እናንተ የማታውቁ ስትሆኑ ቅጣቱ በድንገት ሳይመጣባችሁ በፊት ከጌታችሁ ወደ እናንተ የተወረደውን መልካሙን መጽሐፍ ተከተሉ።

وَأَنبِئُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

56. የካደች ነፍስ ሁሉ «እኔ ከሚሳለቁት የነበርኩ ስሆን በአላህ በኩል ባጻደልኩት ዋ! ጸጸቱ!» የምትል እንዳትሆን

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يٰحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾

57. ወይም «አላህ በመራኝ ኖሮ ከሚጠነቀቁት ሰዎች እሆን ነበር።» የምትል እንዳትሆን

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾

58. ወይም ቅጣቱን በምታይ ጊዜ «ለእኔ ወደ ምድረ አለም አንድ ጊዜ የመመለስ ዕድል በኖረኝና ከበጎ አድራጊዎች በሆንኩ።» የምትል ከመሆኗ በፊት መልካሙን ተከተሉ።

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

59. የለም ተመርተሃል። አንቀጾቼ በእርግጥ መጥተውሃል። በእነርሱም አስተባብላሃል፤ ከርተሃልም። ከከተዲያንም ሆነሃል (ይባላል)።

بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا
وَأَسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٩﴾

60. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በትንሳኤ ቀንም እነዚያን በአላህ ላይ የዋሹትን ፊቶቻቸው የጠቆሩ ሆነው ታያቸዋለህ። በገሀነም ውስጥ ለትዕቢተኞች መኖሪያ የለምን?

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَىٰ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا عَلٰى اَللّٰهِ
وَجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوٰى
لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦٠﴾

61. እነዚያም የተጠነቀቁትን በማግኛቸው ስፍራ ሆነው አላህ ያድናቸዋል፤ ክፉ ነገር አይነካቸውም። እነርሱም አያዝኑም።

وَيُجِى ۤاَللّٰهُ اَلَّذِيْنَ اٰتَقُوْا يَمۡفَازَتِهِمْ لَا
يَمَسُّهُمْ اَلسُّوْءُ وَلَا هُمْ يَحۡزَنُوْنَ ﴿٦١﴾

62. አላህ የነገሩ ሁሉ ፈጣሪ ነው። እርሱም በነገሩ ሁሉ ላይ አስተናባሪ ነው።

اَللّٰهُ خٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیْلٌ ﴿٦٢﴾

63. የሰማያትና የምድር (ድልብ) መከፈቻዎች የእርሱ ብቻ ናቸው። እነዚያም በአላህ አናቅጽ የካዱት እነዚያ እነርሱ ከሰሪዎቹ ናቸው።

لَهُۥ مَقَالِیۡدُ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرۡضِ وَاَلَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِآٰیٰتِ اَللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾

64. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እናንተ መሃይማን ሆይ! ከአላህ ሌላን እንድንገዛ ታዘኛላችሁ?» በላቸው።

قُلْ اَفَعٰبِرَ اَللّٰهُ تَاۡمُرُوۡنِیۡۤ اَعۡبُدُ اٰیۡهَا
اَلۡجَٰهِلُوۡنَ ﴿٦٤﴾

65. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ብታጋራ ስራህ በእርግጥ ይታባሳል። በእርግጥም ከከተዲያን ትሆናለህ በማለት ወደ አንተና እነዚያ ካንተ በፊት ወደ ነበሩት ሰዎች በእርግጥ ተወርዷል።

وَلَقَدْ اٰوۡحٰۤی اِلَیۡكَ وَاِلٰی اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبۡلِكَ لَیۡنٌ
اَشۡرَکۡتَ لَیۡحَظُنَّ عَمَلۡكَ وَلَیۡكُوۡنَنَّ مِنْ
اَلۡخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾

66. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ይልቅ አላህን ብቻ ተገዛም። ከአመስጋኞችም ሁን።

بَلِ اَللّٰهِ فَاَعۡبُدْ وَكُنْ مِنَ السُّۡكِرِيۡنَ ﴿٦٦﴾

67. አላህንም በትንሳኤው ቀን ምድርን በመላ ጭብጡ ስትሆንና ሰማያትም በቀኝ እጁ የሚጠቀሙ ሲሆኑ ከእርሱ ጋር ሌላን በማጋራታቸው ተገቢ ክብሩን አላከበሩትም። ከሚያጋሩት ሁሉ ጠራ። ላቀም።

وَمَا قَدَرُوْا اَللّٰهُ حَقَّ قَدْرِهٖ وَاَلْاَرۡضُ جَمِیۡعًا
قَبۡضَتُهُۥ یَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَلَسَّمٰوٰتُ مَطْوٰیۡتًا
بِیَمِیۡنِهٖۤ اَسُبۡحٰنُهُۥ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشۡرَکُوۡنَ ﴿٦٧﴾

68. በቀንዱም ይነፋል። በሰማያት ውስጥ ያለው ፍጡርና በምድርም ውስጥ ያለው ፍጡር ሁሉ አላህ የሻው ሲቀር በድንጋጤ ይሞታል። ከዚያም በእርሱ ሌላ መነፋት ይነፋል። ወዲያውኑም እነርሱ የሚሰራባቸውን የሚጠባበቁ ሆነው ቋሚዎች ይሆናሉ።

وَيُنۡفَخُ فِی الصُّوۡرِ فَصٰعِقَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ
وَمَنْ فِی الْاَرۡضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ
فِیۡهٖ اٰخَرٰی فَاِذَا هُمۡ قِیَامٌ یَّنظُرُوۡنَ ﴿٦٨﴾

69. ምድርም በጌታዋ ብርሃን ታበራለች፤ መጽሐፍም ይቀርባል። ነብያትና ምስክሮችም ይመጣሉ። በመካከላቸውም በእውነት ይፈረዳል። እነርሱም አይበደሉም።

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ
وَجَاءَتْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالشُّهُدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

70. ነፍስም ሁሉ የሰራቸውን ስራ ትሞላለች (ትሰፍራለች)። እርሱም የሚሰሩትን ሁሉ አዋቂ ነው።

وَوُضِعَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا
يَعْمَلُونَ ﴿٧٠﴾

71. እነዚያ በአላህ የካዲትም የተከፋፈሉ ቡድኖች ሆነው ወደ ገሀነም ይነዳሉ፤ በመጧትም ጊዜ በሮቿ ይከፈሉሉ። ወደሷ በመጡም ጊዜ ዘበኞቿ «ከእናንተ የሆኑ የጌታችሁን አናቅጽ በእናንተ ላይ የሚያነቡላችሁ የዚህንም ቀን መገናኘት የሚያስጠነቅቁችሁ መልዕክተኞች አልመጧችሁምን ነበርን?» ይሏቸዋል፤ «የለም መጥተውልናል። ግን የቅጣቱ ቃል በከላዲያን ላይ ተረጋገጠች።» (ይላሉ።)

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۚ حَتَّىٰ
إِذَا جَاءُوهَا فَتَبَحَثْ أَبْوَابَهَا وَقَالَ لَهُمْ
خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ
عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ
يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ
الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾

72. «የገሀነምን በሮች በውስጧ ዘወታሪዎች ስትሆኑ ግቡ የትዕቢተኞችም መኖሪያ ምን ትከፋ!» ይባላል።

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فَبئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾

73. እነዚያም ጌታቸውን የፈሩት የተከፋፈሉ ቡድኖች ሆነው ወደ ገነት ይነዳሉ። በመጧትም ጊዜ ደጃፎቿ የተከፈቱ ሲሆኑ ዘበኞቿም ለእነርሱ «ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን ተዋባችሁ፤ ዘወታሪዎች ሆናችሁ ግጧት።» ይሏቸዋል።

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ
خَزَنَتُهَا سَلِّمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا
خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾

74. «ምስጋና ሁሉ ለአላህ ለዚያ የተስፋ ቃሉን ለሞላልን፤ የገነትንም ምድር በምንሻው ስፍራ የምንሰፍር ስንሆን ላወረሰን ይገባው።» ይላሉ። የሰሪዎችም ምንዳ ምን ያምር!

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ
وَأُورِثْنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ
فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾

75. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) መላዕክትንም በጌታቸው ምስጋና ቀላቅለው የሚያጠሩ ሲሆኑ በአርሹ ዙሪያ ከባቢዎች ሆነው ታያለህ። በመካከላቸውም እውነት ይፈረዳል። ይባላልም፤ «ምስጋና ሁሉ ለዓለማት ጌታ ለሆነው ለአላህ ብቻ ይገባው።»

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ
وقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

ሱረቱ ጋፊር

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ሓ፤ ሚይም፤

حَمِّ ۝

2. የመጽሐፉን መውረድ አሸናፊው አዋቂው ከሆነው ከአላህ ብቻ ነው::

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

3. ኃጢአት መሀሪና ጸጸትን ተቀባይ፤ ቅጣተ ብርቱ፤ የልግስና ባለቤት ከሆነው አላህ ብቻ የተወረደ ነው:: ከእርሱ በስተቀር (እውነተኛ) አምላክ የለም:: መመለሻውም ወደ እርሱ ብቻ ነው::

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِي الْمَصِيرُ ۝

4. በአላህ አንቀጾች እነዚያ የካዱት ቢኾኑ እንጅ ማንም (በመዝለፍ) አይከራከርም:: በያገሮችም ውስጥ መዘዋወራቸው አይሸንግልሁ::

مَا يُجَدِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعْرِزُكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْبَلِيدِ ۝

5. ከእነርሱ በፊት የኑህ ህዝቦች ከኋላቸውም አህዛቦች አስተባበሉ:: ህዝቦችም ሁሉ መልዕክተኛቸውን ሊይዙ አሰቡ፤ በውሸትም በእርሱ እውነትን ሊያጠፉት ተከራከሩ:: ያዝኳቸውም:: ታዲያ ቅጣቴ እንዴት ነበር?

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

6. ልክ እንደዚሁም የጌታህ ቃል በእነዚያ በአላህ በካዱት ላይ እነርሱ የእሳት ጓዶች ናቸው ማለት ተረጋገጠች::

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝

7. (መልዕክተኛችንን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ ዐርሹን የሚሸከሙት እነዚያም በዙሪያው ያሉት በጌታቸው ምስጋና ያወድሳሉ፤ በእርሱም ያምናሉ:: ለነዚያ ላመኑትም (እንዲህ እያሉ) ምህረትን ይለምኑላቸዋል: «ጌታችን ሆይ! ነገሩን ሁሉ በእዝነትና በእውቀት ከበሃል፤ ስለዚህ ለእነዚያ ለተጸጸቱት መንገድህንም ለተከተሉት ምህረት አድርግላቸው፤ የእሳትንም ቅጣት ጠብቃቸው፤

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

8. «ጌታችን ሆይ! እነርሱም ከአባቶቻቸውና ከሚስቶቻቸውም ከዝርዮቻቸውም የበጀውን ሁሉ እነዚያንም ቃል የገባህላቸውን የመኖሪያ ገንዞች አስገባቸው፤ አንተ አሸናፊው ጥበበኛው ነህና::

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

9. «ከቅጣቶችም ጠብቃቸው፤ በዚያ ቀንም የምትጠብቀውን በእርግጥ አዘንክላት:: ይህም እርሱ ታላቅ ማግኘት ነው::»

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

10. እነዚያ በአላህ የካዲት ሰዎች «ወደ እምነት በምትጠሩና በምትክዱ ጊዜ አላህ (እናንተን) መጥላቱ ነፍሶቻችሁን (ዛሬ) ከመጥላታችሁ የበለጠ ነው።» በማለት ይጠራሉ።

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾

11. «ጌታችን ሆይ! ሁለትን ሞት አሞትከን። ሁለትንም ሕይወት ህያው አደረግከን። በኃጢአቶቻችንም መሰከርን። ታዲያ (ከእሳት) ወደ መውጣት መንገድ አለን?» ይላሉ።

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا أَفْتَنَّا وَأَحْيَيْتَنَا أَفْتَنَّا وَإِن يُشْرِكْ بِهِ هُوَ يُشْرِكْ بِرَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلٍ ﴿١١﴾

12. (ከሀዲያን ሆይ!) «ይሃችሁ እነሆ አላህ ብቻውን በተጠራ ጊዜ ስለ ካዳችሁ በእርሱም ተጋሪ ቢደረግ የምታምኑ ስለሆናችሁ ነው። ስለዚህ ፍርዱ ከፍተኛ ታላቅ ለሆነው አላህ ብቻ ነው።» (ይባላሉ)

ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ هُوَ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

13. (ሰዎች ሆይ!) እርሱ ያ ለአምላክነቱ ምልክቶችን የሚያሳያችሁ፤ ለእናንተም ከሰማይ ሲሳይን የሚያወርድላችሁ ነው። ወደርሱም የሚመለስ ሰው ቢሆን እንጂ ሌላው አይገሰጽም።

هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّل لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

14. አላህንም ከሓዲያን ቢጠሉም (እንኳ) የሚያደግዱትን ለእርሱ አጥሪዎች ሆናችሁ ተገዙ።

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾

15. እርሱ ደረጃዎችን ከፍ አድራጊ የዐርሹ ባለቤት ነው። የመገናኛውን ቀን ያስፈራራ ዘንድ ከባርቹ በሚሻው ሰው ላይ ከትዕዛዙ ራዕይን ያወርዳል።

رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾

16. እነርሱ ከመቃብር በሚወጡበት ቀን ከእነርሱ ምንም ነገር በአላህ ላይ አይደበቅም። «ንግስናው ዛሬ ለማን ነው?» ይባላል። «ለአሸናፊው ለአንዱ አላህ ብቻ ነው» ይባላል።

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

17. «ዛሬ ነፍስ ሁሉ በሰራችው ስራ ትመነዳለች፤ ዛሬ በይዳ የለም። አላህ በእርግጥ ምርመራው ፈጣን ነው።» ይባላል።

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

18. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ቅርቢቱንም የትንሳኤ ቀን ልቦች ጭንቀትን የተሞሉ ሆነው ለንቃዎች ዘንድ የሚደርሱበትን ጊዜ አስጠንቅቃቸው። ለበዳዮች ምንም ወዳጅና ተሰሚ አማላጅ የላቸዉም።

وَأَنْذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ إِذْ يَقُولُ بَلَدِي خَيْرٌ مِّنْ حِمِيمٍ وَلَا يَفِيضُ عَنِّي شَيْءٌ وَلَا يَنْصُرُنِي الْمَلَائِكَةُ وَاللَّهُ عَالِمُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٨﴾

19. አላህ የዓይኖችን ክዳት ልቦችም የሚደብቁትን ሁሉ ያውቃል።

يَعْلَمُ خَائِبَتَهُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾

20. አላህም በእውነት ይፈርዳል። እነዚያም ከእርሱ ሌላ የሚገዟቸው በምንም አይፈርዱም። አላህ እርሱ ሰሚው ተመልካቹ ነው።

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾

21. የእነዚያን ከእነርሱ በፊት የነበሩትን ህዝቦች ፍፃሜ እንዴት እንደነበረ ይመለከቱ ዘንድ በምድር ላይ አይሄዱምን? በሀይልና በምድር ላይ በተዋቸው ምልክቶች ከእነርሱም ይበልጥ የበረቱ ነበሩ። አላህም በኃጢአቶቻቸው ያዘቸው። እነእነርሱም ከአላህ ቅጣት ምንም ጠባቂ አልነበራቸውም።

*أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٢١﴾

22. ይህ (መያዝ) እነርሱ መልዕክተኞቻቸው በተዓምራት ይመጡባቸው ስለ ነበሩና ስለካዱ ነው። አላህም ያዘቸው። እርሱ ኃያል፤ ቅጣተ ብርቱ ነውና።

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدٌ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

23. ሙሳንም በተዓምራቶቻችንና በግልጽ ማስረጃ በእርግጥ ላከው።

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمْسَنَ وَقُرُونِ فَقَالُوا سَحَرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٣﴾

24. ወደ ፈርዖን ወደ ሃማን እና ወደ ቃሩንም ላከው። «ድግምተኛ እና ውሸታም ነው» አሉ።

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمْسَنَ وَقُرُونِ فَقَالُوا سَحَرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

25. ከእኛ ዘንድ እውነትን ይዞ በመጣላቸውም ጊዜ፡ «የእነዚያን ከእርሱ ጋር ያመኑት ሰዎች ወንድ ልጆች ግደሉ፤ ሴቶቻቸውንም አስቀሩ።» አሉ፤ የከሐዲያንም ተንከል በጥፋት ውስጥ እንጂ ሌላ አይደለም።

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾

26. ፈርዖንም «ተዉኝ፤ ሙሳን ልግደል። (ያድነው እንደሆነም) ጌታውን ይጥራ። እኔ ሃይማኖታችሁን ሊለውጥ ወይም በምድር ውስጥ ጥፋትን ሊያሰራጭ እፈራለሁና።» አለ።

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُرِّيَّتِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ ﴿٢٦﴾

27. ሙሳም «እኔ በምርመራው ቀን ከማያምን ትዕቢተኛ ሁሉ በጌታዩ በጌታችሁ ተጠበቅሁ።» አለ።

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنَ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

28. ከፈርዖን ቤተሰቦች አንድ እምነቱን የሚደብቅ ምዕመን ሰውም አለ፡ «ሰውዬው ከጌታችሁ በታዕምራቶች በእርግጥ የመጣላችሁ ሲሆን 'ጌታዩ አላህ ነው' ስለሚል ትገድሉታላችሁን? ውሸታምም ቢሆን ውሸቱ በእርሱ ላይ ነው። እውነተኛ ቢሆን ግን የእዚያ የሚያስፈራራችሁ ከፊሉ ያገኛችኋል። አላህ እርሱ ያንን ድንበር አላፊና ውሸታም የሆነውን አይመራምና።

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

29. «ወገኖቼ ሆይ! በምድር ላይ አሸናፊዎች ስትሆኑ ዛሬ መንግስትነት የእናንተ ነው። ታዲያ ከአላህ ቅጣት ቢመጣብን የሚያድነን ማን ነው?» አለ። ፈርዖንም «የማየውን እንጂ አላመለክታችሁም፤ ቅኑን መንገድ እንጂ አልመራችሁም።» አላቸው።

يَقَوْمَ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

30. ያ ያመነው ሰውም አለ:- «እኔ በእናንተ ላይ የአህዛብን ቀን ብጤ እፈራለችኋለሁ።»

وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَقَوْمُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾

31. «የ(ነብዩ) ኑህን ህዝቦች የዓድንና የሰሙድም የእነዚያን ከኋላቸው የነበሩትንም ህዝቦች ልማድ ብጤ እፈራለችኋለሁ። አላህም ለባሮቹ መበደል የሚሻ ኔታ (ሆኖ) አይደለም።»

مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣١﴾

32. «ወገኖቼ ሆይ! እኔ በእናንተ ላይ የመጠራሪያን ቀን እፈራለሁ።»

وَيَقَوْمُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

33. ወደ ኋላ ዘራችሁ በምትሸሹበት ቀን፤ ለእናንተ ከአላህ ቅጣት ምንም ጠባቂ የላችሁም፤ አላህም የሚያጠመው ሰው ለእርሱ ምንም አቅኚ የለውም።

يَوْمَ تُولُؤُنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

34. ዩሱፍም ከዚህ በፊት ግልጽ ማስረጃዎችን በእርግጥ አመጣላችሁ። ከዚያ እርሱ ካመጣላችሁ ነገር ከመጠራጠር አልተወገዳችሁም። በጠፋም ጊዜ «አላህ ከእርሱ በኋላ መልዕክተኛን በጭራሽ አይልክም» አላችሁ፤ አላህ እንደዚሁ ድንበር አላፈተጠራጠሪ የሆነን ሰው ያሳስታል።

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زُلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿٣٤﴾

35. እነዚያ የመጣላቸው አስረጅ ሳይኖር በአላህ ታዓምራቶች የሚከራከሩ (ክርክራቸው) አላህ ዘንድና እነዚያም ያመኑት ዘንድ መጠላቱ በጣም ተለቀ። እንደዚሁ አላህ በኩሩ ጩካኝ ልብ ሁሉ ላይ ያትማል።

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِعَرِ سُلْطَانٍ أَتْلَهُمْ كِبْرًا مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

36. ፈርዖንም አለ:- «ሃማን ሆይ! መንገዶችን እደርስ ዘንድ ረዥም ህንፃን ካብልኝ። የሰማያትን መንገዶች እደርስ ዘንድ።»

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْلِكُنَّ آيَاتُ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ ﴿٣٦﴾

37. «የሰማያትን መንገዶች እደርስ ዘንድ። ከዚያ ወደ ሙሳ አምላክ እመለክት ዘንድ። እኔም ውሸታም ነው ብዬ እጠረጥረዋለሁ።» አለ። ልክ እንደዚሁ ለፈርዖን መጥፎ ስራው ተሸለመለት። ከቅኑ መንገድም ታገደ። የፈርዖንም ተንኮል በከሳራ ውስጥ እንጂ አይደለም።

أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَكِدْبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَضُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٧﴾

38. ያ ያመነውም አለ:- «ወገኖቼ ሆይ! ተከተሉኝ ቀጥታውን መንገድ እመራችኋለሁና።»

وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَقَوْمُ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾

39. «ወገኖቼ ሆይ! ይህች ቅርቢቱ ሕይወት የጥቀት ቀናት መጣቀሚያ ብቻ ናት፤ መጨረሻይቱ ዓለም ግን እርሷ ትክክለኛ መርጊያ አገር ናት።»

يَقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾

40. «መጥፎን የሰራ ሰው ብጤዋን እንጅ አይመነዳም። እርሱ ምዕመን ሆኖ ከወንድ ወይም ከሴት በጎ የሰራም እነዚያ ገነትን ይገባሉ። በእርሷ ውስጥም ያለ ቁጥር ይለገሳሉ።»

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

41. «ወገኖቼ ሆይ! ወደ መዳን የምጠራችሁ ስሆን ወደ እሳትም የምትጠሩኝ ስትሆኑ ለእኔ ምን አለኝ!

*وَيَقُومُ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾

42. « (እናንተ) በአላህ ልክድና በእርሱም ለእኔ እውቀቱ የሌለኝ ነገር በእርሱ እንዳጋራ ትጠሩኛላችሁ! እኔ አሸናፊና መሀሪ ወደ ሆነው አላህ እጠራችኋለሁ።»

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾

43. «በእርግጥ ወደ እርሱ የምትጠሩኝ ጣዖት ለእርሱ በቅርቢቱም ሆነ በመጨረሻይቱ ዓለም ተሰሚ ጥሪ የለውም። መመለሻችንም እርግጥ ወደ አላህ ብቻ ነው። ወሰን አላፈዎችም እነርሱ የእሳት ጓዶች ናቸው።»

لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٣﴾

44. «ወደ ፊትም ለእናንተ የምላችሁን ምክር (ቅጣትን በምታዩ ጊዜ) ታስታውሱታላችሁ። ነገራንም ሁሉ ወደ አላህ አስጠጋለሁ። አላህ ባሮቹን ተመልካች ነውና።»

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

45. ካሴሯቸውም መጥፎዎች አላህ ጠበቀው። በፈርዖን ቤተሰቦችም ላይ ክፉ ቅጣት ሰፈረባቸው።»

فَوَقَدَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

46. እሳት በጧትና በማታ በእርሷ ላይ ይቀርባሉ። ሰዓቲቱም በምትሆንበት ቀን «የፈርዖንን ቤተሰቦች ብርቱን ቅጣት ገሀነምን አስገቧቸው» ይባላል።»

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

47. በእሳት ውስጥ የሚከራከሩበትን ጊዜ አስታውስ፡ ደካማዎቹም ለነዚያ ለከፍት «እኛ ለእናንተ ተከታዮች ነበርንና እናንተ አሁን ከእሳት ከፊት ከእኛ ላይ ገፍታሪዎች ናችሁን?» ይላሉ።»

وَإِذْ يَتَحَاجَبُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾

48. እነዚያም የከፍት «እኛ ሁላችንም በውስጧ ነን አላህ በባሮቹ መካከል በእርግጥ ፈርደል» ይላሉ።»

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدَّ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

49. እነዚያም በእሳት ውስጥ ያሉት ለገሀነም ዘበኞች «ጌታችሁን ለምኑልን፤ ከእኛ ላይ ከቅጣቱ ለአንድም ቀን ያቃልልን።» ይላሉ።»

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَازِنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

50. ዘበኞቹም «መልዕክተኞቻችሁ በታዕምራቶች ይመጡላችሁ አልነበሩምን?» ይላሉ ከሓዲያንም «እንዴታ መጥተውልናል እንጅ፤ ግን አሰተባበልናቸው።» ይላሉ። «እንግዲያውስ ጸልዩ የከሓዲያንም ጸሎት በከንቱ እንጂ አይደለም።» ይሏቸዋል።

قَالُوا أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَأَدْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٠﴾

51. እኛ መልክተኞቻችንን እነዚያንም ያመኑትን በቅርቢቱ ሕይወትም ምስክሮች በሚቆሙበት ቀንም በእርግጥ እንረዳለን።

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ ﴿٥١﴾

52. በደለኞችን ምክንያታቸው በማይጠቅማቸው ቀን እንረዳለን። ለነርሱም ርግማን አላቸው። ለነርሱም መጥፎ አገር አላቸው።

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾

53. ሙሳንም መምሪያ በእርግጥ ሰጠነው። የኢስራኢልንም ልጆች መጽሐፍን አወረሰናቸው።

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﴿٥٣﴾

54. ለባለ አእምሮዎች መሪና ገሰጭ ሲሆን፤

هُدَىٰ وَذِكْرَىٰ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾

55. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ታገስም የአላህ ተስፋ እውነት ነውና፤ ለስህተትህም ምህረትን ለምን፤ ከቀትር በኋላም በማለዳም ጌታህን ከማመስገን ጋር አጥራው።

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٥٥﴾

56. እነዚያ የመጣላቸው አስረጅ ሳይኖር በአላህ አናቅጽ የሚከራከሩ በልቦቻቸው ውስጥ እነርሱ ደራሾች ያልሆኑት ኩራት ብቻ እንጂ ምንም የለም። በአላህም ብቻ ተጠበቅ፤ እነሆ እርሱ ሁሉን ሰሚና ሁሉን ተመልካች ነውና።

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِيغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

57. ሰማያትንና ምድርን መፍጠር ሰዎችን ከመፍጠር ይልቅ ታላቅ ነው። ግን አብዛሀኞቹ ሰዎች አያውቁም።

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

58. ዐይነ ስዉርና የሚያይ እነዚያም አምነው መልካሞችን የሰሩትና መጥፎ ሰራው አይስተካከሉም። በጣም ጥቂትን ብቻ ትገስጻላችሁ።

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

59. ሰዓቴቱ በእርግጥ መጪ ናት። በእርሷ ጥርጥር የለም። ግን አብዛሀኞቹ ሰዎች አያምኑም።

إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾

60. (በሮቹ ሆይ!) ጌታችሁም አለ: «ለምኑኝ እቅባችኋለሁና። እነዚያ እኔን ከመገዛት የሚከሩት ተዋራጆች ሆነው ገሀነም በእርግጥ ይገባሉ።»

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

61. አላህ ያ ለእናንተ ሌሊትን በውስጡ ልታርፉበት ጨለማ፤ ቀንን ደግሞ ልትሰሩበት የሚያሳይ ብርሃን ያደረገላችሁ ነው። አላህ በሰዎች ላይ በእርግጥ የታላቅ ችሮታ ባለቤት ነውና። ግን አብዛሀኞቹ ሰዎች አያመሰግኑም።

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾

62. ይሃችሁ ጌታችሁ አላህ ነው። የነገሩ ሁሉ ፈጣሪ ነው። ከእርሱ ሌላ አምላክ የለም። ታዲያ ከእምነት ወዲት ትመለሳላችሁ።

ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِيقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآتَىٰ تُوْفِكُونَ ﴿٦٢﴾

63. ልክ እንደዚሁ እነዚያ በአላህ አናቅጽ ይክዱ የነበሩት ከእምነት ይመለሳሉ።

كَذَٰلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يُجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾

64. (ሰዎች ሆይ)! አላህ ያ ምድርን መርጊያ ሰማይንም ጣሪያ ያደረገላችሁ ነው። የቀረፃችሁም ቅርፃችሁንም ያሰመረ፤ ከጣፋጭ ሲሰድሩም የሰጣችሁ ነው። ይሃችሁ ጌታችሁ አላህ ነው። የዓለማትም ጌታ አላህ ላቀ።

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾

65. እርሱ ብቻ ሁል ጊዜ ህያው ነው። ከእርሱ ሌላ አምላክ የለም። ሃይማኖትንም ለርሱ ያጠራችሁ ስትሆኑ «ምስጋና ሁሉ ለዓለማት ጌታ ለሆነው ለአላህ ብቻ ይገባው» የምትሉ ሆናችሁ ተገዙት።

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

66. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እኔ ከጌታዬ አስረጃዎች በመጡልኝ ጊዜ እነዚያን ከአላህ ሌላ የምትገዙዋቸውን እንዳልገዛ ተከልክያለሁ፤ ለዓለማትም ጌታ ብቻም እንድገዛ ታዝዣለሁ።» በላቸው።

* قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾

67. (ሰዎች ሆይ!) እርሱ (አላህ) ያ ከወፈር ከዚያም ከፍትወት ጠብታ ከዚያም ከረጋ ደም የፈጠራችሁ ነው። ከዚያም ህፃን አድርጎ ያወጣችኋል። ከዚያም ጥንካሬያችሁን ትደርሱ ዘንድ፤ ከዚያም ሽማግሌዎች ትሆኑ ዘንድ ያቆያችኋል። ከናንተም ውስጥ ከዚህ በፊት የሚሞት አለ። ይህንንም ያደረገው ኑራችሁ የተወሰነ ጊዜም ልትደርሱ ታውቁም ዘንድ ነው።

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّىٰ مِنْ قَتْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلِعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

68. እርሱ (አላህ) ያ ህያው የሚያደርግና የሚያሞትም ነው። አንዳችን ነገር በሻም ጊዜ ለእርሱ የሚለው ሁን ነው ወዲያውም ይሆናል።

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾

69. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ እነዚያ በአላህ አናቅጽ ወደሚከራከሩት ከእምነት እንዴት እንደሚመለሱ አታይምን?

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾

70. ወደ እነዚያ በመጽሐፉ በዚያም መልዕክተኞቻችንን በእርሱ በላክንበት ወዳስተባበሉበት አታይምን? ወደፊትም ያውቃሉ።
 الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَمِآ أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلًا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾

71. እንደዚህም ሰንሰለቶቹ በአንገቶቻቸው ላይ በተደረጉ ጊዜ (በእርሷ) ይጎተታሉ።
 إِذِ الْأَعْلَالُ فِي أَعْتَقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾

72. በገሀነም ውስጥ ይጎተታሉ፤ ከዚያም በእሳት ውስጥ ይማገዳሉ።
 فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾

73. ከዚያም ለእነርሱ ይባላሉ፡- «(በአላህ) ታጋሯቸው የነበራችሁት የታሉ?»
 ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ آئِينَ مَا كُنْتُمْ تُنْكِرُونَ ﴿٧٣﴾

74. ከአላህ ሌላ የምታገናኙባቸው (የት አሉ)? «ከእኛ ተሰወሩብን፤ ከቶ ከዚህ በፊት ምንም የምንገዛ አልነበርንም» ይላሉ። ልክ እንደዚሁ አላህ ከሐዲያንን ያሳስታል።
 مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

75. «ይህ (ቅጣታችሁ) ያላአግባብ በምድር ውስጥ ትደሰቱ በነበራችሁትና ትንበጣረሩ በነበራችሁት ነው።
 ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمِآ كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾

76. የገሀነምን በሮቶ ውስጥ ዘወታሪዎች ስትሆኑ ግቡ።» (ይባላሉ)። የትዕቢተኞችም መኖሪያ (ገሀነም) ምን ትከፋ!
 ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلَائِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾

77. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ታገስም። የአላህ ቀጠሮ እውነት ነውና፤ የዚያንም የምናስፈራራቸውን ከፊሉን በሀይወትህ ብናሳይህ መልካም ነው። ወይም ሳናሳይህ ብንገድልህ ወደ እኛ ይመለሳሉ።
 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرَبِّيكَ بِعَصِ الْأَذَى نَعْدَهُمْ أَوْ نَتَوَقَّئِكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ ﴿٧٧﴾

78. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ካንተ በፊትም መልዕክተኞችን በእርግጥ ልከናል። ከእነርሱ ባንተ ላይ የተረክንልህ አለ። ከእነርሱም ባንተ ላይ ያልተረክነውም አለ። ለማንኛውም መልዕክተኛ በአላህ ፈቃድ ካልሆነ በስተቀር ተዓምርን ሊያመጣ አይገባውም። የአላህም ትዕዛዝ በመጣ ጊዜ በእውነት ይፈረዳል። እዚያ ዘንድም አጥፊዎች ይከስራሉ።
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

79. አላህ ያ ለእናንተ ግመልን ከብትንና ፍየልን ከእርሷ ከፊሏን ልትገልቡ የፈጠረላችሁ ነውና። ከእርሷም ትበላላችሁ።
 اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾

80. ለእናተም በርሷ ውስጥ ጥቅሞች አሏችሁ። በእርሷም ላይ ዕቃን በመጫን በልቦቻችሁ ያሳባችሁትን ጉዳይ ትደርሱ ዘንድ ፈጠረላችሁ። በእርሷም ላይ በመርከቦችም ላይ ትሳፈራላችሁ።
 وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾

81. ተዓምራትንም ያሳያችኋል። ታዲያ ከአላህ ወይንም ለሌላው ተዓምራት መካከል የትኛውን ትክክልላችሁ? ﴿٨١﴾

82. የእነዚያም ከእነርሱ በፊት የነበሩትን ህዝቦች ፍፃሜ እንዴት እንደነበር ይመለከቱ ዘንድ በምድር ላይ አይሄዱምን ? ከእነርሱ ይበልጥ ብዙዎች በኃይልና በምድር ላይ በተዋቸው ምልክቶችም በጣም ብርቱዎች ነበሩ። ያም ይሰሩት የነበሩት ለእነርሱ ምንም አልጠቀማቸውም። ﴿٨٢﴾

83. መልዕክተኞቻቸውም ተዓምራትን ባመጡላችሁ ጊዜ እነርሱ ዘንድ ባለው ዕውቀት ተደሰቱ። በእርሱ ይሰላቁበት የነበሩት ቅጣትም በእነርሱ ላይ ስፈረባቸው። ﴿٨٣﴾

84. ብርቱ ቅጣታችንንም ባዩ ጊዜ «በአላህ አንድነት አምነናል በእርሱም እናጋራ በነበርነው ጣዖታት ክደናል» አሉ። ﴿٨٤﴾

85. ብርቱ ቅጣታችንን ባዩ ጊዜ ማመናቸውም የሚጠቅማቸው አልነበረም። የአላህን ደንብ ያችን በባሮቹ ውስጥ ያለፈችውን ተጠንቀቁ። በዚያ ጊዜም ከሓዲያን ከሰሩ። ﴿٨٥﴾

ሱረቱ ፍሲሊት

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ሓ፤ ሚይም፤ ﴿حَمِّ﴾

2. ይህ ቁርአን እጅግ በጣም ፍህፍህና በጣም አዛኝ ከሆነው ጌታ ከአላህ የተወረደ ነው:: ﴿تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

3. አናቅጾቹ የተብራሩ የሆነ መጽሐፍ ነው:: ዐረብኛ ቁርአን ሲሆን ለሚያውቁ ሕዝቦች የተብራራ ነው:: ﴿كَتَبْنَا فَصَّلْتُمْ آيَاتِهِ فُرْقَانًا غَرِيْبًا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

4. አብሳሪና አስፈራሪ ሲሆን ተወረደ:: አብዛኛቸውም ተውት:: እነርሱም አይሰሙም:: ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾

5. አሉም:- «ልቦቻችን ከዚያ ወደርሱ ከምትጠራን እምነት በመሸፈኛዎቻችን ውስጥ ናቸው:: በጆሮቻችንም ላይ ድንቁርና አለ:: በእኛና በአንተ መካከል ግርዶሽ አለ:: በሃይማኖትህ ስራ እኛም ሰሪዎች ነንና::» ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكْثَثِهِ مَمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيْ آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّا نَعْمَلُونَ﴾

6. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እንዲህ በላቸው «እኔ አምላካችሁ አንድ አምላክ ብቻ ነው:: ወደ እርሱም ቀጥ በሉ:: ምህረትንም ለምኑት በማለት ወደ እኔ ይወርድልኛል እንጂ መሰላችሁ ሰው ብቻ ነኝ::» ለአጋሪዎችም ወደላቸው:: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَرَبُّ لِّلْمَشْرِكِينَ﴾

7. ለእነዚያ ዘካን ለማይሰጡ እነርሱም በመጨረሻይቱ ዓለም እነርሱ ከሓዲያን ለሆኑት (ወደላቸው):: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾

8. እነዚያ ያመኑትና በጎ ስራዎችንም የሰሩት ሁሉ ለእነርሱ የማይቋረጥ ምንዳ አላቸው:: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾

9. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እናንተ በዚያ ምድርን በሁለት ቀናት ውስጥ በፈጠረው አምላክ በእርግጥ ትክክለኛሁን? ለእርሱም ባላንጣዎች ታደርጋላችሁን? ያ (ይህንን የሰራው) የዓለማቱ ጌታ ነው::» በላቸው:: ﴿* قُلْ أَنبِئْكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ۗ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

10. በእርሷም ከበላይዋ የረጉ ጋራዎችን አደረገ:: በእርሷም በረከትን አደረገ:: በውስጧም ምግቦችን (ከሌፍት ሁለት ቀናት ጋር) በአራት ቀናት ውስጥ ለጠያቂዎች ትክክል ሲሆን ወሰነ:: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكْنَا فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لَيْلٍ﴾

11. ከዚያም እርሷ ጭስ ሆና ሳላች ወደ ሰማይ አሰበ።
 «እርሷም ለምድርም «ወዳችሁም ሆነ ጠልታችሁ ኑ»
 አላችው። «ታዘዣች ሆነን መጣን» አሉ።

طَائِعِينَ ﴿١١﴾

12. በሁለት ቀናትም ውስጥ ሰባት ሰማያት
 አደረጋቸው። በሰማያትም ሁሉ ነገሯን አዘጋጀ።
 ቅርቢቱንም ሰማይ በሙብራቶች አጌጥን።
 ከሰይጣናት መጠበቅንም ጠበቅናት። ይህ
 የአሸናፊውና የአዋቂው ጌታ ውሳኔ ነው።

الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾

13. ከእምነት እምቢ ቢሉም (እንዲህ) በላቸው።
 «እንደ ዓድና ሰሙድ መቅሰፍት ብጤ የሆነን
 መቅሰፍት አስጠነቅቄያችኋለሁ።»

صَعِيقَةَ غَادٍ وَمَمُودَ ﴿١٣﴾

14. መልዕክተኞቹ «አላህን እንጂ ሌላን አትገዙ»
 በማለት ከስተፊታቸውም ከበስተኋላቸውም
 በመጡባቸው ጊዜ «ጌታችን በሻ ኖሮ መላዕክትን
 ባወረደ ነበር። ስለዚህ እኛ በዚህ በእርሱ በተላካችሁት
 ከሐዲያን ነን።» አሉ።

كَفَرُونَ ﴿١٤﴾

15. የዓድም ነገዶችም በምድር ላይ ያለ አግባብ ኮሩ፤
 ከእኛ ይበልጥ በኃይል ብርቱ ማን ነው ? አሉም ያ
 የፈጠራቸው አላህ እርሱ በኃይል ከእነርሱ ይበልጥ
 የበረታ መሆኑን አያምኑምን? በታዕምራታችንም
 ይክዱ ነበሩ።

بِقَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾

16. በቅርቢቱ ሕይወት የውርደትን ቅጣት
 ልናቀምሳቸውም በእነርሱ ላይ የሚንሸሻ ብርቱ ነፋስ
 መናጢዎች በሆኑ ቀናት ውስጥ ላክንባቸው።
 የመጨረሻይቱም ዓለም ስቃይ በጣም አዋራጅ ነው።
 እነርሱም አይረዱም።

يُنْصَرُونَ ﴿١٦﴾

17. ሰሙዶችማ ወደ ቀናው መንገድ መራናቸው።
 እነርሱ ግን እውርነትን ከቅንነት ይልቅ መረጡ።
 ይሰሩትም በነበሩት ኃጢአት አዋራጅ የሆነችው
 የሙብረቅ ቅጣት ያዘቻቸው።

كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

18. እነዚያንም ያመኑትንና ይጠነቀቁ የነበሩትንም
 አዳንናቸው።

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

19. የአላህም ጠላቶች ወደ እሳት የሚሰበሰቡበትን
 ቀን አስታውሱ። የሚከመከሙ ሆነውም ይነዳሉ።

يُورْغُونَ ﴿١٩﴾

20. በመጧትም ጊዜ ጀሮዎቻቸው፤ ዓይኖቻቸውና
 ቆዳዎቻቸውም ይሰሩት በነበረ ነገር በእነርሱ ላይ
 ይመሰክሩባቸዋል።

وَأَنْصَرُهُمْ وَجَلَدُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

21. ለቆዳዎቻቸውም «በእኛ ላይ ለምን መሰከራችሁብን?» ይላሉ። «ያ ሁሉን ነገር ያናገረው አላህ አናገረን። እርሱም (ነው) በመጀመሪያ ጊዜ የፈጠራችሁ። ወደ እርሱም ብቻ ትመለሳላችሁ» ይሏቸዋል።

وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْظَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

22. ጀሮዎቻችሁ ዓይኖቻችሁና ቆዳዎቻችሁ በእናንተ ላይ እንዳይመሰክሩባችሁ የምትደበቁባቸው አልነበራችሁም። ግን አላህ ከምትሰሩት ብዙውን አያውቅም ብላችሁ ጠረጠራችሁ።

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَضِيئُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا كِنَ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

23. ይህም ለጌታችሁ የጠረጣችሁት ጥርጣሬያችሁ አጠፋችሁ። ከከሰሪዎቻችሁ ሆናችሁ ይባላሉ።

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

24. ቢታገሱም እሳት ለእነርሱ መኖሪያቸው ናት። ወደ ሚወዱት መመለስንም ቢጠይቁ እነርሱ ተቀባይ የሚያገኙ አይደሉም።

فَإِنْ يَصْضِرُوا فَالْكَارُ مَثْوَى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾

25. ለእነርሱም ቁራኛዎችን አዘጋጀንላቸው። በፊታቸውን ያለውንና በኋላቸው ያለውንም ሁሉ ለእነርሱ ሸለሙላቸው። ከአጋንንትና ከሰውም ከእነርሱ በፊት በእርግጥ ካለፉት ህዝቦች ጋር ሆነው ቃሉ በእነርሱ ላይ ተረጋገጠባቸው። እነርሱ በእርግጥ ከሰሪዎች ነበሩና።

﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾﴾

26. እነዚያም «በአላህ የካዱት ሰዎች ይህንን ቁርአን አታዳምጡ ታሸንፉም ዘንድ ሲነበብም ተንጫጭኩት» አሉ።

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْعَوَاءُ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

27. እነዚያንም በአላህ የካዱትን ብርቱ ቅጣት እናቀምሳቸዋለን። የእነዚያንም ይሰሩት የነበሩትን መጥፎውን ፍዳ እንመነዳቸዋለን።

فَلَنَذِقَنَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَتَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

28. ይህ የአላህ ጠላቶች ፍዳ እሳት ነው። በውስጧም ለእነርሱ የዘላለም መኖሪያ አገር አላቸው። በአንቀጾቻቸውን ይክዱ በነበሩት ምንዳ ይመነዳሉ።

ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ الثَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾

29. እነዚያም በአላህ የካዱት በእሳት ውስጥ ሆነው «ጌታችን ሆይ! እነዚያ ከአጋንንትና ከሰው ያሳሳቱንን አሳዩን። ከታችኞች ይሆኑ ዘንድ ከጫጫዎቻችን ስር እናደርጋቸዋለንና» ይላሉ።

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا اللَّهَ أَضْلَانَا مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾

30. እነዚያ «ጌታችን አላህ ነው» ያሉና ከዚያም ቀጥ ያሉ። እንዲህ እያሉ መላዕክቱ በነርሱ ላይ ይወርዳሉ። «አትፍሩ አትዘኑ። በዚያችሁ ተስፋ ቃል ትደረግላችሁ። በነበራችሁት ገነት ተበሰሩ።

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْبِشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

31. «እኛ በቅርቢቱም ሕይወት በመጨረሻይቱም ረዳቶቻችሁ ነን! ለእናተም በእርሷ ውስጥ ነፍሶቻችሁ የሚሹት ሁሉ አላችሁ። ለእናንተም በእርሷ ውስጥ የምታዙት ሁሉ አላላችሁ።
 فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾

32. «መሀሪና አዛኝ ከሆነው አላህ መስተንግዶ ሲሆን» ይባላሉ።
 نُزُلًا مِّنْ غَمُورٍ رَّجِيمٍ ﴿٣٢﴾

33. ወደ አላህ ከጠራንና መልካምንም ከሰራ፤ «እኔ ከሙስሊሞች ነኝ» ካለው ሰው ይበልጥ ቃሉ ያማረ ማን ነው?
 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

34. መልካሚቱና ክፍይቱም ጸባይ አይስተካሉም በዚያች እርሷ መልካም በሆነችው ጸባይ መጥፎይቱን ገፍትር፤ ያን ጊዜ ባንተና በእርሱ መካከል ጠብ ያለው ሰው እርሱ ልክ እንደ ወዳጅ ዘመድ ይሆናል።
 وَلَا تَسْتَوِي أَلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

35. ይህችንም ጸባይ እነዚያን የታገሱት እንጂ ሌላው አያገኛትም። የትልቅም እድል ባለቤት እንጂ ማንም አያገኛትም።
 وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا دُوَّ حَظِّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

36. ከሰይጣን ጉትጎታ ቢያገኝህ (ከመልካም ጸባይ ቢመልስህ) በአላህ ተጠቅ እንሆ እርሱ ሁሉን ሰሚና ሁሉን አዋቂ ነውና።
 وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

37. ሌሊትና ቀንም ጸሀይና ጨረቃም ከምልክቶቹ ናቸው። ለጸሐይና ለጨረቃ አትስገዱ፤ ለዚያም ለፈጠራቸው አላህ ስገዱ። እርሱን ብቻ የምትገዙ እንደሆናችሁ (ለሌላ አትስገዱ)።
 وَمِنْ عَائِيَتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

38. ቢኮሩም እነዚያ በጌታህ ዘንድ ያሉት መላዕክት በቀንም በሌሊትም ለእርሱ ያወድሳሉ። እነርሱም አይሰለፉም።
 فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾

39. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተ ምድርን ደረቅ ሆና ማየትህም ከምልክቶቹ ነው። በእርሷም ላይ ውሃን ባወረድን ጊዜ በቡቃያዎችዋ ትላወሳለች፤ ትነፋለችም። ያ ህያው ያደረጋት ጌታ በእርግጥ ሙታንንም ህያው አድራጊ ነው። እርሱ በነገሩ ሁሉ ቻይ ነውና።
 وَمِنْ عَائِيَتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُجِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

40. እነዚያ አናቅጻችንን የሚያጣምሙ በእኛ ላይ አይደበቁም። (የሚያጣምም) በእሳት ውስጥ የሚጣለው ይበልጣልን? ወይስ በትንሳኤ ቀን ደህነኛ ሆኖ የሚመጣው? የሻችሁትን ስሩ። ዋጋችሁን
 إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَائِيَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي عَامِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

1 እዚህ የቲላዋ ሱጁድ ይደረጋል።

ታገላችሁ:: እርሱም (አላህ) የምትሰሩትን ሁሉ ተመልካች ነውና::

41. እነዚያ በቁርአን እርሱ አሸናፊው መጽሐፍ ሲሆን በመጣላቸው ጊዜ የካዱ ሁሉ ጠፊዎች ናቸው:: **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾**

42. ከኋላውም ከፊቱም ውሸት አይመጣበትም:: ነገርም ስንትን ከሆነው ጌታ የተወረደ ነው:: **لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾**

43. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ካንተ በፊት ለነበሩት መልዕክተኞች የተባለው ቢጤ እንጂ ላንተ ሌላ አይባልም:: ጌታህ የምህረት ባለቤትና የአሰማሚ ቅጣትም ባለቤት ነው:: **مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾**

44. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በአዕጃምኛ የሆነ ቁርአን ባረግነው ኖሮ «አናቅዱ በምናውቀው ቋንቋ አይብሩናም ኖሯልን? (ቁርአኑ) አዕጃምኛና (መልዕክተኛው) አረባዊ ይሆናልን?» ባሉ ነበር:: እርሱ ለእነዚያ በአላህ ላመኑት ሰዎች መመሪያና መፈወሻ ነው:: እነዚያም የማያምኑት በጀሮዎቻቸው ውስጥ ድንቁርና ነው (አይሰሙትም):: እርሱ በእነርሱ ላይ እውርነት ነው:: እነዚያ ከሩቅ ስፍራ እንደሚጠሩ ናቸው:: **وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ۖ آذَانِهِمْ وَقُفْرًا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَّانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾**

45. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ሙሳም መጽሐፍን በእርግጥ ሰጠው:: በእርሱም ተለያዩበት:: ከጌታህም ያለፈች ቃል ባልነበረች ኖሮ በመካከላቸው በተፈረደ ነበር፤ እነርሱም በእርሱ አወላዋይ በሆነ ጥርጣሬ ውስጥ ናቸው:: **وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَآخْتَلَفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مِرْيَبٍ ﴿٤٥﴾**

46. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) መልካምን የሰራ ለነፍሱ ነው:: ያጠፋም በእርሷው ላይ ነው:: ጌታህም ለባሮቹ በዓይ አይደለም:: **مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾**

47. የትንሳኤ መከሰቻ ሰዐቱን ማወቅ ወደ እርሱ ብቻ ይመለሳል:: ከፍሬዎችም ከሸፋኖቻቸው አይወጡም ከሴትም አንዲትም አታረግዝም፤ አትወልድምም በእውቀቱ ቢሆን እንጂ:: «ተጋሪዎቹ የት ናቸው?» በማለት በሚጠራቸው ቀንም ከእኛ ውስጥ («ተጋሪ አላህ» ብሎ) ምንም መስካሪ አለመኖሩን አምናል» ይላሉ:: **۞ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ تَمَرَاتٍ مِنْ أَكْصَامِهَا ۖ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۖ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِى قَالُوا ۖ ءَاذَنْتَكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾**

48. ያም በፊት ይገዙት የነበሩት ጣዖት ከእነርሱ ይጠፋቸዋል:: ለእነርሱም ምንም መሸሻ የሌላቸው መሆኑን ያረጋግጣሉ:: **وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ ﴿٤٨﴾**

49. ሰው በጎ ነገርን ከመለመን አይሰለችም። ክፋት ቢያገኘው (ግን) ወዲያውኑ በጣም ተስፋ ቆራጭ ተበሳጭ ይሆናል።

لَا يَسْمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَكُوفُ قُتُوًّا ﴿٤٩﴾

50. ካገኘችዉም መከራ በኋላ ከእኛ የሆነን እዝነት ብናቀምሰው «ይህ ለእኔ በስራዩ የተገባኝ ነው፤ ሰዓቲቱም መጪ ናት ብዩ አላስብም። ወደ ጌታዩ ብመለስ (እንኳ) ለእኔ እርሱ ዘንድ መልካሚቱ ገነት በእርግጥ አለችኝ» ይላል። እነዚህም የካዲትን ስራዎቻቸውን በእርግጥ እንነግራቸዋለን። ከበረታዉም ስቃይም በእርግጥ እናቀምሳቸዋለን።

وَلَيْنَ أَذَقْنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ صَرَاءٍ مَسَّهُ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾

51. በሰዉም ላይ ጸጋችንን በለገስን ጊዜ ከመመስገን ይዘራል በጎኑም ይርቃል። መከራም ባገኘው ጊዜ የብዙ ልመና ባለቤት ይሆናል።

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَىٰ الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِيَاغِيهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

52. (መልዕክተኞችን ሙሉመድ ሆይ!) በላቸው፡ «እስቲ ንገሩኝ ቁርኣን ከአላህ ዘንድ ቢሆንና ከዚያም በእርሱ ብትክዱ፤ ከእውነት በራቀ ጭቅጭቅ ላይ ከሆነ ሰው ይበልጥ የተሳሳተ ማን ነው?»

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نُْمٌ كَفَرْتُمْ بِهِ ۖ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

53. እርሱም (ቁርኣን) እውነት መሆኑ ለእነርሱ እስከከሚገለጽላቸው ድረስ በአጽናፎችና በነፍሶቻቸውም ውስጥ ያሉትን ታዐምራቶቻችንን በእርግጥ እናሳያቸዋለን። ጌታህም እርሱ በነገሩ ሁሉ አዋቂ መሆኑ አይበቃቸዉምን?

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

54. (ሙስሊሞች ሆይ!) አስተውሉ! እነርሱ ከጌታቸው ጋር መገናኘትን በመጠራጠር ውስጥ ናቸው። (ሙስሊሞች ሆይ!) አስተውሉ! እርሱ በነገሩ ሁሉ በእውቀቱ ከባቢ ነው።

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾

ሱረቱ አሽ ሹራ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ሓ፤ሚይም፤ ﴿١﴾

2. ዐይን፤ ሲን፤ ቃፍ:: ﴿٢﴾

3. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ልክ እንደዚሁ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ እንዳለው አሸናፊውና ጥበበኛው አላህ ወደ አንተ ያወርዳል:: ወደ እነዚያም ካንተ በፊት ወደ ነበሩት ህዝቦችም አውርዷል:: ﴿٣﴾

4. በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ የእርሱ ብቻ ነው:: እርሱም የበላይ ታላቁ ነው:: ﴿٤﴾

5. ከአላህ ፍራቻ የተነሳ ሰማያት ከበላያቸው ሊቀደዱ ይቀርባሉ፤ መላእክትም ጌታቸውን እያመሰገኑ ያጠራሉ:: በምድር ላለው ፍጡርም ምህረትን ይለምናሉ:: (ሙስሊሞች ሆይ!) አስተውሉ:: መሀሪውና አዛኙ አላህ ነው:: ﴿٥﴾

6. እነዚያም ከእርሱ ሌላ ጣዖታትን ረዳቶች አድርገው የያዙ ሁሉ አላህ በእነርሱ ላይ ተጠባባቂ ነው:: አንተም በእነርሱ ላይ ሀላፊ አይደለህም:: ﴿٦﴾

7. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ልክ እንደዚሁም የከተሞች እናት የሆነችውን የመካን ሰዎችና በአካባቢዋ ያሉትን ህዝቦች ልታስፈራራ የመሰብሰቢያውንም ቀን በእርሱ ጥርጣሬ የሌለበት ሲሆን ልታስጠነቅቅ በዐረብኛ ቋንቋ የሆነን ቁርአንን ወደ አንተ አወረድን:: ከእነርሱም ከፊሉ በገነት ውስጥ ከፊሉም ደግሞ በእሳት ውስጥ ነው:: ﴿٧﴾

8. አላህ በፈለገ ኖሮ ሰዎችን በአንድ ሃይማኖት ላይ የሆኑ አንድ ህዝብ ባደረጋቸው ነበር:: ግን የሚፈልገውን ሰው በእዝነቱ ውስጥ ያስገባዋል:: በዳዮች ሁሉ ምንም ወዳጅና ረዳት የላቸውም:: ﴿٨﴾

9. ከእርሱ ሌላ ረዳቶች ያዙን? (እነርሱ ረዳቶች አይደሉም) ትክክለኛ ረዳት አላህ ብቻ ነው:: እርሱ ሙታንን ህያው ያደርጋል:: እርሱም በሁሉም ነገር ﴿٩﴾

10. (ሰዎች ሆይ!) «ያ የተለያዩችሁበት ነገር ሁሉ ፍርዱ ወደ አላህ ብቻ ነው። እርሱ (አላህ) ጌታዬ ነው። በእርሱ ላይ ተመካሁ። ወደ እርሱም ብቻ እመለሳለሁ» በላቸው።

10

11. ሰማያትንና ምድርን የፈጠረው አላህ ከነፍሶቻችሁ ሴቶችን ከቤት እንሰሳዎቻችሁ አይነቶችን (ወንዶችና ሴቶችን) ለእናንተ ፈጠረላችሁ። በዚህ ድርጊቱም ያባዛችኋል። የሚመስለው ምንም ነገር የለም። እርሱ ሁሉን ነገር ሰሚና ሁሉን ተመልካች ነው።

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

12. የሰማያትና የምድር (ድልበች) መክፈቻዎች የእርሱ ብቻ ናቸው። ሲሳይን ለሚፈልገው ሰው ያሰፋል። ለሚፈልገውም ያጠባል። እርሱ ሁሉን ነገር አዋቂ ነውና።

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

13. (ሰዎች ሆይ!) ለእናንተ ከሃይማኖት ያንን በእርሱ ኑህን ያዘዘበትን ያንንም ወደ አንተ ያወረድነውን ያንንም ኢብራሂምን፤ ሙሳንና ዒሳንንም በእርሱ ያዘዘንበት የሆነውን ሃይማኖትን በትክክል አቋቁሙ በእርሱም ላይ አትለዩዩ በማለት ደነገገላችሁ። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በአላህ አጋሪዎች ያ ወደ እርሱ የምትጠራቸው ነገር (ኢስላም) ከበዳቸው። አላህ የሚፈልገውን ሰው ወደ እርሱ እምነት ይመርጣል። የሚመለስንም ሰው ወደ እርሱ ይመራል።

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾ ﴿١٣﴾

14. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የሃይማኖት ሰዎች እውቀት ከመጣላቸው በኋላ በመካከላቸው ባለ ወሰን አላፊነት እንጂ በሌላ አልተለያዩም። እስከተወሰነ ጊዜ በማቆየት ከጌታህ ያለፈች ቃል ባልነበረች ኖሮ በእነርሱ መካከል አሁኑኑ በተፈረደ ነበር። እነዚያም ከኋላቸው መጽሐፍን እንዲወርሱ የተደረጉት ከእርሱ በእርግጥ ባወላዋይ ጥርጣሬ ውስጥ ናቸው።

﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعثًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِّ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّمَّنْهُ مُرِيبٌ﴾ ﴿١٤﴾

15. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ እዚህ መንገድም ጋኔንንና ሰዎችን ጥራ። ልክ እንደታዘዘከውም ቀጥ በል። ዝንባሌያቸውን አትከተል። «ከመጽሐፍም አላህ ባወረደው ሁሉ አመንኩ። በመካከላችሁ በፍርድ ላስተካክልም ታዘዘኩ። አላህ ጌታችን ጌታችሁም ነው። ለእኛ ስራዎቻችን አሉን። ለእናንተም እንዲሁ ስራዎቻችሁ

﴿فَلِذَلِكَ فَادَّعَىٰ وَأَسْتَقَمَّ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلْتُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ ﴿١٥﴾

አሏችሁ። በእኛና በእናንተ መካከል ክርክር የለም። አላህ በመካከላችን ይሰበስባል። መመለሻው ወደ እርሱ ብቻ ነው።» በላቸው።

16. እነዚያም በአላህ ሃይማኖት ተቀባይነት ካገኙ በኋላ የሚከራከሩት ሰዎች ማስረጃዎቻቸው በጌታቸው ዘንድ ብልሹ (ወድቅ) ናቸው። በእነርሱም ላይ የአላህ ቁጣ አለባቸው (ወደቀባቸው)። ለእነርሱም ብርቱ ቅጣት አለባቸው።

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ وَهُمْ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٦﴾

17. አላህ ያ መጽሐፉን በእውነት ያወረደ ነው። ሚዛንንም ልክ እንደዚሁ ያወረደ ነው። ሰዓቲቱ ምን አልባት ቅርብ ብትሆንስ ምን አሳወቀህ?

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾

18. እነዚያ በእርሷ የማያምኑት በእርሷ ያቻኩላሉ። እነዚያ በአላህ ያመኑት ግን ከእርሷ ፈሪዎች ናቸው። እርሷ እውነት መሆኗንም በትክክል ያውቃሉ። (ሙስሊሞች ሆይ!) አስተውሉ። እነዚያ በሰዓቲቱ የሚከራከሩ ሰዎች ሁሉ በእርግጥ ከእውነት በራቀ ስህተት ውስጥ ናቸው።

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾

19. አላህ ለባሮቹ በጣም ፍህፍህ ነው። ለሚፈልገው ሰውም ሁሉ በሰፊው ሲሳይን ይሰጣል። እርሱም ብርቱዉ እና አሽናፊው ነው።

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾

20. በስራው የኋለኛይቱን ዓለም አዝመራ የሚፈልግ ሰው ሁሉ ለእርሱ በአዝመራው ላይ ሌላን እንጨምርለታለን። የቅርቢቱን ዓለም አዝመራ የሚፈልግ ሰው ግን በእርሷ የተወሰነለትን ብቻ እንሰጠዋለን። ለእርሱም በኋለኛይቱ ዓለም ምንም ድርሻ የለውም።

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۗ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾

21. ከሐዲያን ከአላህ ያልተፈቀደውን ሃይማኖት የደነገጉ ተጋሪዎች ለእነርሱ አሏቸውን? የፍርዱ ቃል ባልነበረ ኖሮ በመካከላቸው ወዲያውኑ በተፈረደ ነበር። በደለኞቻቸው አሳማሚ ቅጣት በእርግጥ አለባቸው።

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِّقَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

22. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በደለኞችን በሰፍት ስራ ዋጋ በትንሳኤ ቀን ፈሪዎች ሆነው ታያቸዋለህ። እርሱም በእነርሱ ላይ የማይቀር ወዳቂ ነው። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያም በአላህ ያመኑና መልካም ስራን የሰሩ ሁሉ በገንት ጨፌዎች ዉስጥ ናቸው። ለእነርሱም በጌታቸው

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَافِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾

ዘንድ የሚፈልጉት ሁሉ አለላቸው። ይህ ታላቅ ችሮታ ነው።

23. (ይህ ታላቅ ችሮታ) ያ አላህ እነዚያን በትክክል ያመኑትንና መልካሞችን የሰሩት ባሮቹን የሚያበስርበት ነው።(መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) መልዕክቴን በማድረሱ ላይ የዝምድና ውዴታዩን እንጂ ሌላ ዋጋ አልጠይቃችሁም በላቸው። መልካም ስራ የሚሰራ ሰው ሁሉ ለእርሱ በእርሷ ላይ መልካምን ነገርን እንጨምርለታለን። አላህ መሀሪ እና አመስጋኝ ነው።

ذٰلِكَ الَّذِي يُبَيِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ قُلْ لَّا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نّٰزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْنًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٣٣﴾

24. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ይልቁንም «በአላህ ላይ ውሸትን ቀጠፈ» ይሉት? አላህም ቢፈልግ በልብህ ላይ ያትማል። አላህ ውሸትን ያብሳል። እውነትንም በቃላቱ ያረጋግጣል። እርሱ በይፋ የተነገሩት ቀርቶ በልቦች ውስጥ ያለውን ሁሉ አዋቂ ነው።

اَمْ يَقُوْلُوْنَ اَفْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ كِذْبًا فَاِنْ يَشِآءِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَطْلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖٓ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ﴿٣٤﴾

25. እርሱም አላህ ያ ሁልጊዜም ከባሮቹ ንስሀን የሚቀበል ኃጢአቶችንም ይቅር የሚል የምትሰሩትንም ሁሉ የሚያውቅ ጌታ ነው።

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّئٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

26. እነዚያም በአላህ ያመኑትና መልካም ተግባሮችን የሰሩትን ልምናቸውን ይቀበላል። ከችሮታዉም ይጨምርላቸዋል። ከሓዲያንም ለእነርሱ ብርቱ ቅጣት አለባቸው።

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖٓ وَالْكَٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿٣٦﴾

27. አላህም ለባሮቹ ሁሉ ሲሰይን በዘረጋ ኖሮ በምድር ውስጥ ሁሉም ወሰን ባለፉ ነበር። ግን የሚፈልገውን በልክ ያወርዳል። እርሱ በባሮቹ ውስጠ አዋቂ፤ ተመልካች ነው።

*وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَعُوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِن يُّنَزِّلْ بِقَدْرٍ مَّا يَشَآءُ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ حٰبِيْرٌ بَصِيْرٌ ﴿٣٧﴾

28. አላህ ያ ተስፋ ከቆረጡ በኋላ ዝናብን የሚያወርድ ችሮታውንም የሚዘረጋ ነው። እርሱም ረዳቱና ምስጋኑ ነው።

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗٓ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٣٨﴾

29. ሰማያትንና ምድርን መፍጠሩ ከተንቀሳቃሽም በሁለቱ ውስጥ የበተነውን ፍጡር መፍጠሩ ከአስደናቂ ምልክቶቹ ከፊሎቹ ናቸው። እርሱም በሚፈልግ ጊዜ እነርሱን በመሰብሰብ ላይ ቻይ ነው።

وَمِنْۢ مَّآيٰتِهٖٓ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾

30. (ሰዎች ሆይ!) ማንኛዉም መከራ (ያገኛችሁ ነገር) እጆቻችሁ በሰሩት ኃጢአት ምክንያት ብቻ ነው። ብዙውንም ይቅር ይላል።

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَنَعْمُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٤٠﴾

31. (ሰዎች ሆይ!) እናንተ በምድር ውስጥ የምትሰኑን (አምላጮች) አይደላችሁም።

وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نٰصِيْرٍ ﴿٤١﴾

ለእናንተም ከአላህ ሌላ ወዳጅም ሆነ ረዳት ምንም የላችሁም።

32. በባህር ላይ እንደ ጋራዎች ሆነው ተንሻለዎቹ መርከቦችም ከአስደናቂ ምልክቶቹ ናቸው። ﴿٣٢﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ الْخُورَارُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

33. ቢፈልግ ንፋሱን የረጋ ያደርገዋል። ከዚያም መርከቦች በባህሩ ጀርባ ላይ የረጉ ይሆናሉ። በዚህ ውስጥ በጣም ታጋሽ፤ አመስጋኝ ለሆኑ ሁሉ በእርግጥም ብዙ ተዓምራት አሉ። ﴿٣٣﴾

34. ወይም ተሳፋሪዎች በሰሩት ኃጢአት ምክንያት እነርሱን በባህሩ በማስመጥ ያጠፋቸዋል። ከብዙ ጥፋቶችም ይቅርታ ያደርጋል። ﴿٣٤﴾

35. ከእነርሱ መካከል እነዚያን በአናቅጻችን የሚከራከሩትን ሰዎች ለማወቅ (ያጠፋቸዋል)። ለእነርሱም ከእርሱ ሌላ ምንም መሸሻ የላቸውም። ﴿٣٥﴾

36. (ሰዎች ሆይ!) የተሰጣችሁት ነገር ሁሉ የቅርቢቱ ሕይወት መጠቃቀሚያ ብቻ ነው። በአላህ ዘንድ ያለው ምንዳ ግን ለእነዚያ በትክክል በእሱ ላመኑትና በጌታቸው ላይ ብቻ ለሚመኩት ሁሉ በላጭና ሁልጊዜ ነዋሪ ነው። ﴿٣٦﴾

37. ለእነዚያም ታላላቅ ሃጢያቶችንና ዝሙትን የሚርቁ፤ በተቆጡም ጊዜ የሚምሩ ለሆኑት፤ ﴿٣٧﴾

38. ለእነዚያም የጌታቸውን ጥሪ ለተቀበሉት፤ ሰላትንም ላዘወተሩት፤ በነገራቸው ላይም በመካከላቸው መመካከር ልምዳቸው ለሆነው፤ ከሰጠናቸውም ሲሳይ ለሚላግሱት፤ ﴿٣٨﴾

39. ለእነዚያም በይዘት በደረሰባቸው ጊዜ በመሰሉ የሚመልሱ ለሆኑት (በላጭና ነዋሪ ነው)። ﴿٣٩﴾

40. የመጥፎ ነገሮች ሁሉ ዋጋው ተመሳሳይ መጥፎ ነው። ይቅር ያለና ያሰመረ ሰው ደግሞ ምንዳው በአላህ ላይ ብቻ ነው። እርሱ በደለኞችን አይወድምና። ﴿٤٠﴾

41. እነዚያ ከተበደሉ በኋላ በመሰሉ የተበቀሉ በእነርሱ ላይ ምንም የወቀሰ መንገድ የለባቸውም። ﴿٤١﴾

42. የወቀሰ መንገዱ በእነዚያ ሰዎችን በሚበድሉት እና በምድር ውስጥም ያለ ህግ ወሰንን በሚያልፉት ሰዎች ላይ ብቻ ነው። እነዚያ ለእነርሱ አሳማሚ ቅጣት አለባቸው። ﴿٤٢﴾

﴿٣٢﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ الْخُورَارُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
﴿٣٣﴾ إِنَّ يَشَأُ يُصْكَرُ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
﴿٣٤﴾ أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبْنَ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ
﴿٣٥﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حُجْبٍ
﴿٣٦﴾ فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ
﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
﴿٣٩﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ
﴿٤٠﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
﴿٤١﴾ وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ
﴿٤٢﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

43. የታገሰና ምህረት ያደረገ፤ ይህ ተግባር በእጅጉን ተፈላጊ ከሆኑ ነገሮች አንዱ ነው።

﴿٤٣﴾

44. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ የሚያጠመውን ሰው ከእርሱ ማጥመም በኋላ ለእርሱ ምንም ወዳጅ የለውም። በደለኞችም ቅጣትን በዩ ጊዜ «ለመመለስ መንገድ አለን?» የሚሉ ሲሆኑ ታያቸዋለህ።

إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ ﴿٤٤﴾

45. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከውርደት የተነሳ ፈረዎች ሆነው በዓይን ስርቆት ወደ እሳት እያስተዋሉ በእርሷ ላይ የሚቀርቡ ሆነው ታያቸዋለህ። እነዚያም በአላህ ያመኑት፡- «በእርግጥ ከሳሪዎች ማለት እነዚያ ነፍሶቻቸውንና ቤተሰቦቻቸውን በትንሳኤ ቀን የከሰሩት ናቸው» ይላሉ። (ሙስሊሞች ሆይ!) አስተውሉ። በደለኞች በእርግጥ ዘወታሪ ስቃይ ውስጥ ናቸው።

عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٥﴾

46. ለእነርሱም ከአላህ ሌላ የሚረዷቸው ረዳቶች ምንም አልነበሯቸውም። አላህ የሚያጠመው ሰው ሁሉ ለእርሱ ወደ እውነት የሚመለስበት ምንም መንገድ የለውም።

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾

47. ያ ከአላህ ከመጣ መላሽ የሌለው ቀን ከመምጣቱ በፊት ለጌታችሁ ታዘዙ። በዚያ ቀን ለእናንተ ምንም መጠጊያም ሆነ መቃወም የላችሁም።

وَمَا لَكُمْ مِّنْ تَكْوِيرٍ ﴿٤٧﴾

48. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ቢዘሩም (ወቀሳ የለብህም።) በእነርሱ ላይ ጠባቂ አድረገን አላክንህምና። ባንተ ላይ ማድረስ እንጂ ሌላ የለብህም። እኛም ሰውን ከእኛ የሆነን ጸጋ ባቀመስነው ጊዜ በእርሷ ይደሰታል። እጆቻቸው ባስቀደሙት ኃጢአት ምክንያት መከራ ብትደርስባቸው ደግሞ ተስፋ ይቆርጣሉ። ሰው በጣም ውለታን ከሐዲ ነውና።

فَإِن أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَوَجَّحَ فَرْحَ بِهَا وَإِن تُصِغَهُمْ سَيِّئًا ۖ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾

49. የሰማያትና የምድር ንግስና የአላህ ብቻ ነው። የሚፈልገውን ይፈጥራል። ለሚፈልገው ሴቶችን ልጆች ይሰጣል። ለሚፈልገውም ወንዶችን ይሰጣል።

الدُّكُورُ ﴿٤٩﴾

50. ወይም ወንዶችንና ሴቶችን አድርጎ ያጠናቃቸዋል። የሚፈልገውንም መካን ያደርገዋል። እርሱ ሁሉን አዋቂና ሁሉን ቻይ ነውና።

عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

51. ሰውን አላህ በራዕይ ወይም ከግርዶሽ ወዲያ ወይም መልዕክተኛን በመላክና በፈቃዱ የሚፈልገውን ነገር የሚያወርድለት ቢሆን እንጂ በገሀድ ሊያናግረው ተገቢው አይደለም። እርሱ የበላይና ጥበበኛ ነውና።

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴾

52. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ልክ እንደዚሁ ወደ አንተ ከትዕዛዞችን ሲሆን ሂደት የሆነውን (ቁርአን) አወረድነው። መጽሐፉም ሆነ እምነቱ ምን እንደሆነ የምታውቅ አልነበርክም። ግን ቁርአንን ከባርቻችን የምንሻውን ሰው በእርሱ የምንመራበት ብርሃን አደረግነው። አንተም ወደ ቀጥተኛው መንገድ በእርግጥ ትመራለህ።

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾

53. ወደዚያ በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የእርሱ ወደ ሆነው ወደ አላህ መንገድ (ትመራለህ)። ሙስሊሞች ሆይ! አስተውሉ። ነገሮች ሁሉ ወደ አላህ ብቻ ይመለሳሉ።

﴿ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾



በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራለሁ)።

1. ሓ፤ሚም፤

﴿ حَمِّ ﴾

2. ገላጭ በሆነው መጽሐፍ እምላለሁ።

﴿ وَالْكِتَابِ الْمُنِينِ ﴾

3. እኛ ታውቁ ዘንድ ቁርአንን በዐረብኛ ቋንቋ አደረግነው።

﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

4. እርሱም እኛ ዘንድ በመጽሐፎቹ እናት (መሰረት) ውስጥ ያለ፤ እርግጥ ከፍተኛ ማዕረግ ያለውና በጥበብ የተሞላ ነው።

﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدِينًا لِّعَلَّيْ حَكِيمٌ ﴾

5. ድንበር አላፊዎች ህዝቦች በመሆናችሁ ምክኒያት ቁርአኑን ከማውረድ ከናንተ ማገድን እናግዳለን? (አናግድም)።

﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴾

6. በፊተኞቹም ህዝቦች ውስጥ ከነብያት መካከል ብዙን ልከናል።

﴿ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴾

7. ከነብይም አንድንም የሚመጣላቸው አልነበረም በእርሱ ይቀልዱበት (ያፊዙበት) የነበሩ ቢሆን እንጂ።

﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾

8. ከእነርሱም በሀይል ይበልጥ የበረቱትን ማሳሰቢያ ማሳደግ። የፊተኞቹም አጠፋፍ ምሳሌ አልፏል።

﴿ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلٌ لِّلْأَوَّلِينَ ﴾

9. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ሰማያትንና ምድርን ማን ፈጠራቸው?» ብለህ ብትጠይቃቸው «ያ ሁሉን አሸናፊውና ሁሉን አዋቂው ጌታ ነው የፈጠራቸው» ይላሉ።

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾

10. አላህ ያ ምድርን ለእናንተ ምንጣፍ ያደረገላችሁ በእርሷም ውስጥ ትመሩ ዘንድ ለእናንተ መንገዶችን ያደረገላችሁ ነው።

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾

11. ያም ከሰማይ ውሃን በልክ ያወረደላችሁ ነው። በእርሱም (በውሀው) የሞተቸውን አገር ህያው አደረግን። (ሰዎች ሆይ!) ልክ እንደዚሁ ከየመቃብሮቻችሁ ትወጣላችሁ።

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ نَخْرُجُوهَا ﴿١١﴾

12. ያም የፍጡር ዓይነቶችን ሁሉ (ጥንድ) አድርጎ የፈጠረ ለእናንተም ከመርከቦችና ከቤት እንሰሳዎቻች መካከል የምትጋልቧቸውን ያደረገላችሁ ነው።

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾

13. በጀርባዎቻቸው ላይ እንድትደላደሉ ከዚያም በእርሱ ላይ በተደላደላችሁ ጊዜ የጌታችሁን ጸጋ እንድታስታውሱ፤ እንድትሉም «ይህንን የማንችለው ስንሆን ለእኛ ያገራልን ጌታ ጥራት ተገባው።

لِيَتَسَوَّأُ عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾

14. እኛም በእርግጥ ወደ ጌታችን አላህ ተመለሾች ነን» እንድትሉ ነው።

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

15. ከባሮቹም መካከል ለእርሱ ክፋይን (የተወሰነን) ብቻ አደረጉላች። ሰው በእርግጥ ግልጽ ከሓዲ ነውና።

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

16. አላህ ከሚፈጥረው ፍጡር መካከል ሴቶች ልጆችን ብቻ ለይቶ የራሱ ልጅ አድርጎ ያዘን? (ከዚያም) እናንተን በወንዶች ልጆች መረጣችሁን? (አይደለም)።

أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾

17. አንዳቸውም ለአር-ረሀማን ምሳሌ ባደረገው ነገር (በሴት ልጅ) በተሰበረ ጊዜ በቁጭት የተሞላ ሆኖ ፊቱ ጥቁር ይሆናል።

وَإِذَا بُيِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾

18. በጌጣጌጥ ተከልሶ እንዲያድግ የሚደረገውን ክፍል እርሱም ከደካማነቱ የተነሳ በክርክር የማያብራራውን ፍጡር ለይተው ለአላህ ያደርጋሉን?

أَوْ مَن يُنَشِّئُوا فِي الْحُلِيِّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾

19. እነዚያን የአር-ረሀማን ቅን ባሮች የሆኑትን መላእክትንም ሴቶች አደረጓቸው። ለመሆኑ እነርሱ መላእክት ሲፈጠሩ አብረው ነበሩን? መመስከራቸው በእርግጥ ትፃፋላች። ስለ እርሷም ይጠየቃሉ።

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾

20. «አር-ረሀማንም በፈለገ ኖሮ ባልተገዛናቸው ነበር» አሉ። ለእነርሱም በዚህ ምንም እውቀት

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾

የላቸውም፤ እነርሱ የሚዋሹ ህዝቦች እንጂ ሌላ አይደሉም።

21. ከእርሱ (ቁርአን) በፊት መጽሐፍን ሰጠናቸውና ለእሱን አጥብቀው የያዙ ናቸውን? **أَمْ عَاتَيْنَهُمُ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾**

22. ከቶውንም «እኛ አባቶቻችንን (በዚሁ) ሃይማኖት ላይ አገኘናቸው። እኛም በፈለገቻቸው ላይ ተመሪዎች ነን» አሉ እንጂ። **بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾**

23. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ነገሩ ልክ እንደዚህ ነው። ከበፊትም በማንኛድቱም ከተማ ውስጥ አስፈራሪን አላክንም ቅምጥሎቻችን «እኛ አባቶቻችንን (በዚሁ) ሃይማኖት ላይ አገኘን። እኛም ፈለገቻቸውን ተከታይነት ነን» ያሉ ቢሆኑ እንጂ። **وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾**

24. አስፈራሪው «አባቶቻችሁን በእርሱ ላይ ከገኛችሁበት ይበልጥ ቀጥተኛው ሃይማኖት ባመጣላችሁም?» ቢላቸው «እኛ በተላካችሁበት ነገር (ሀይማኖት) ከሐዲያን ነን» አሉ። *** قُلْ أَوْلُوا حِجَّتْكُمْ بِيَاهِدِي مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾**

25. ከእነርሱም ተቀብለን። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ያስተባባዩች መጨረሻ እንዴት እንደነበር ተመልከት። **فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿٢٥﴾**

26. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ኢብራሂምም ለአባቱና ለህዝቦቹ «እኔ ከምትገዙት ጣኦታት ሁሉ ንጹህ ነኝ። **وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾**

27. «ከዚያ ከፈጠረኝ በስተቀር ማንንም አልገዛም። አላህንም በእርግጥ ይመራኛልና ብቻውን አመልክቀለሁ» ባለ ጊዜ የነበረውን አስታውስ። **إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾**

28. በዝርድራቸው ውስጥ ወደ አላህ ይመለሱ ዘንድ (በአንድ አምላክ) ማመንን ቀሪ ቃል አደረጋች። **وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾**

29. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ይልቁን እነዚህን ቁረይሾችንም አባቶቻቸውንም ቁርአንንና ገላጭ መልዕክተኛ እስከመጣላቸው ድረስ አጣቀምኳቸው። **بَلْ مَتَّعْتُ هَهُؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾**

30. እውነት በመጣላቸው ጊዜም «ይህ ያመጣሁ ድግምት ነው። እኛም በእርሱ ከሐዲያን ነን።» አሉ። **وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾**

31. ይህም «ቁርአን በሁለቱ ከተሞች በአንዱ በሚኖር ታላቅ ሰው ላይ አይወርድም ኖሯልን?» አሉ። **وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْفُرْقَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْأَقْرَبِينَ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾**

32. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነርሱ የጌታህን ስጦታ ያከፋፍላሉን? እኛ በቅርቡ ሕይወት እንኳን ኑሯቸውን በመካከላቸው አከፋፍለናል። ከፊላቸውም ከፊሉን አገልጋይ አድርጎ ይይዝ ዘንድ ከፊላቸውን ከከፊሉ በላይ (በሀብት) አበለጥን። (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የጌታህም ጸጋ ገነት ከሚሰበሰቡት ሀብት በላጭ ነው። ﴿۳۲﴾

33. ሰዎችም (በክህደት) ላይ አንድ ህዝብ የሚሆኑ ባልነበሩ ኖሮ በአል-ረሀማን ለሚከዱ ሰዎች ሁሉ (በዚህች ዓለም) ለቤቶቻቸው የብር ጣራዎች፤ የሚወጣጡባቸውም የብር መሰላሎች፤ ባደረግንላቸው ነበር። ﴿۳۳﴾

34. ለቤቶቻቸው የብር በሮች፤ ለሚደገፉባቸውም የብር አልጋዎች፤(ባደረግንላቸው ነበር)። ﴿۳۴﴾

35. የወርቅ ጌጥንም ባደረግንላቸው ነበር። ይህም ሁሉ የቅርቡ ሕይወት መጣቀሚያ እንጂ ሌላ አይደለም። ጠፊ ነው። መጨረሻይቱም አገር በጌታህ ዘንድ ለጥንቁቆች ብቻ ናት። ﴿۳۵﴾

36. (በቁርአን ከተወሰደው) ከአል-ረሀማን ግሳዴ የሚደናበርም ሰው ለእርሱ ሰይጣንን እናስጠጋለን። ስለዚህ እርሱ ለእርሱ የሁልግዜ ቁራኛው ነው። ﴿۳۶﴾

37. እነርሱም (ተደናባሪዎቹ) ሁሉ ወደ ትክክለኛው መንገድ ተመሪዎች መሆናቸውን የሚያስቡ ሲሆኑ እነርሱ (ሰይጣናት) ከቀጥተኛው መንገድ በእርግጥ ያግዷቸዋል። ﴿۳۷﴾

38. (በትንሳኤ) ወደ እኛ በመጣ ጊዜ «(ቁራኛዬ ሆይ) በእኔና ባንተ መካከል የምስራቅና የምዕራብ ርቀት በኖረ ዋ ምኞቴ! ምን የከፋ ቁራኛ ነህ።» ይላል። ﴿۳۸﴾

39. (ከሓዲያን ሆይ!) ስለ በደላችሁም ዛሬ እናንተ በቅጣት ተጋሪዎች መሆናችሁ አይጠቅማችሁም (ይባላሉ)። ﴿۳۹﴾

40. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተ ደንቆሮዎችን ታሰማለህን? ወይስ እውሮችንና በግልጽ ጥመት ውስጥ የሆኑ ሰዎችን ትመራለህን? ﴿۴۰﴾

41. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተም ቅጣታቸውን ሳታይ ብንወስድህ እኛ ከእነርሱ ተበቃዮች ነን። ﴿۴۱﴾

42. ወይም ያንን የቀጠርናቸውን ብናሳይህ እኛ በእነርሱ ቅጣት ላይ ቻይዎች ነን። ﴿۴۲﴾

43. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ያንንም ወደ አንተ የተወረደልህን አጥብቀህ ያዝ። አንተ በቀጥተኛው መንገድ ላይ ነህ።
 فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾

44. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እርሱ (ቁርአን) ላንተም ሆነ ለህዝቦችህ ታላቅ ክብር ነው። ወደፊትም ከርሱ በእርግጥ ትጠየቃላችሁ።
 وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾

45. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከመልዕክተኞችም ካንተ በፊት የላክናቸው ከአር-ረሕማን ሌላ የሚገዙቸው የሆነን አማልክት አድርገን እንደሆነ (ተከታዮቻቸውን) ጠይቃቸው።
 وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

46. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ሙሳንም በተዓምራታችን ወደ ፈርዖንና ወደ ሹማምንቶቹ በእርግጥ ላክን። «እኔ የዓለማቱ ጌታ መልዕክተኛ ነኝ» አላቸዉም።
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

47. በተዓምራታችን በመጣላቸው ጊዜም ወዲያውኑ እነርሱ በእርሷ ይስቃሉ።
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾

48. ከተዓምራት አንዲትንም እናሳያቸዉም እርሷ ከብጤዋ በጣም የበለጠች ብትሆን እንጅ። ከክህደታቸው ይመለሱም ዘንድ በቅጣት ያዝናቸው።
 وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتَيْهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

49. አንተ ድግምተኛ ሆይ! «ጌታህን አንተ ዘንድ ቃል በገባልህ ለእኛ ለምንልን እኛ (ቅጣቱን ቢያነሳልን) ተመረግቻለን» አሉም።
 وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

50. ስቃይን ከእነርሱ ላይ በገለጥንም ጊዜ ወዲያውኑ ቃልኪዳናቸውን ያፈርሳሉ።
 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾

51. ፈርዖንም በህዝቦቹ ውስጥ ተጣራ። (እንዲህ) አለም: «ህዝቦቹ ሆይ! የሚስር (ግብጽ) ግዛት የእኔ አይደለምን? እነዚህም ጅረቶች ከስሬ የሚፈሱ ሲሆኑ የእኔ አይደሉምን? አትመለከቱምን?»
 وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾

52. «በእውነት እኔ ከዚያ ያ እርሱ ወራዳ ጉዳይንም በደንብ ሊገልጽ የማይችል ከሆነው ሰው በላጭ ነኝ።
 أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكْدُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾

53. «እርሱ ላይ የወርቅ አንባሮች ለምን አልተጣሉባትም? ወይም መላዕክት ከእርሱ ጋር ተቆራኝተው ለምን አልመጡም?» አለ።
 فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾

54. ህዝቦቹንም አቁላቸው። ታዘዙትም። እነርሱ አመጸኞች ህዝቦች ነበሩና።
 فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾

55. ባስቆጡንም ጊዜ ከእነርሱ ተበቀልን። ሁሉንም
 ۞ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا اٰنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
 አሰመጥናቸውም። ۞ اٰجْمَعِيْنَ ۝

56. በጥፋት ቀዳሚዎችና ለኋለኞች መቀጣጫ
 ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِيْنَ ۝۶۱

57. የመርየም ልጅ ዒሳ ምሳሌ በተደረገ ጊዜ ህዝቦችህ
 * وَلَمَّا ضُرِبَ اٰبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ
 (ከሀዲያኑ) ወዲያውኑ ከእርሱ ሌሎችን ያግዳሉ።
 ۞ مِنْهُ يَصَّدُوْنَ ۝

58. «አማልክቶቻችን ይበልጣሉን? ወይስ እርሱ
 وَقَالُوْا ءَاَلِهٖنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا
 ምሳሌ አላደረጉትም። በእውነት እነርሱ ክርክረ ብርቱ
 ۞ جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خٰصِمُوْنَ ۝۶۲

59. እርሱ (ዒሳ) በእርሱ ላይ የለገሰንለት ለኢስራኢል
 اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اٰنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا
 ልጆችም ተዐምር ያደረግነው አገልጋይ ባሪያችን እንጂ
 ۞ لَبِيْۤىٓ اِسْرٰٓءِيْلَ ۝۶۳

60. ብንፈልግም ኖሮ በምድር ላይ በእናንተ ምትክ
 وَلَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ
 መላዕክትን ባደረግን ነበር።
 ۞ يَخْلُقُوْنَ ۝۶۴

61. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እርሱም
 وَاِنَّهٗ لَعَلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرَنَّ بِهَا
 (ዒሳ) ለስዓቲቱ ማወቂያ በእርግጥ ምልክት ነው።
 በእርሷም አትጠራጠሩ። ተከተሎችም። ይህ ቀጥተኛ
 ۞ وَاَتَّبِعُوْنَ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝۶۵

62. ሰይጣንም አያግዳችሁ። እርሱ ለእናንተ ግልጽ
 وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطٰنُ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ
 ጠላት ነው።
 ۞ مُّبِيْنٌ ۝۶۶

63. ዒሳ ግልፅ ተዓምራታችንን ይዞ በመጣ ጊዜ
 وَلَمَّا جَاءَ عِيسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ
 «በእርግጥ በጥበብ መጣሁላችሁ። የዚያንም
 ۞ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَالْبَيِّنٰتِ لَكُمْ بَعْضُ
 የምትለያዩበትን ጉዳይ ከፊሉን ለእናንተ
 ۞ الَّذِى تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ فَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝۶۷

64. «አላህ ጌታዬ ጌታችሁም ነውና በብቸኝነት
 اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاَعْبُدُوْهُ هٰذَا
 ተገዙት። ይህ ቀጥተኛ መንገድ ነው።» አለ።
 ۞ صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝۶۸

65. ከመካከላቸውም አህዛቦቹ ተለያዩ። ለእነዚያም
 فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ
 ለበደሉት ህዝቦች ከአሳማሚ ቀን ቅጣት ወዮላቸው።
 ۞ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابٍ يُّوْمٍ اٰلِيْمٍ ۝۶۹

66. ሰዓቲቱን እነርሱ የማያውቁ ሆነው በድንገት
 هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً
 ልትመጣባቸው እንጂ (ሌላ) ይጠባበቃሉን?።
 ۞ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝۷۰

67. አላህን የሚፈሩ ሰዎች ብቻ ሲቀሩ ወዳጆች በዚያ
 الْاٰخِلَآءِ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا
 ቀን ከፊላቸው ለከፊሉ ጠላት ናቸው።
 ۞ الْمُتَّقِيْنَ ۝۷۱

68. (አላህም ለነርሱ) «ባሮቼ ሆይ! ዛሬ ቀን በእናንተ ላይ ምንም ፍርሀት የለባችሁም። እናንተም የምታዝኑ አይደላችሁም።»
يَعْبَادِ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخْتَفُونَ ﴿٦٨﴾

69. «እነዚያ በአናቅጻችን ያመኑና ፍጹም ታዘዣች የነበሩ።»
الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾

70. (ባሮቼ ሆይ!) «እናንተም ሚስቶቻችሁም ገነትን ግቡ ትደሰታላችሁ (ትከበራላችሁ)።» ይባላሉ።
أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ مُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾

71. ከወርቅ የሆኑ ሰፋፊ ዝርግ ሳህኖችና ኩባያዎች በእነርሱ ላይ እንዲዘሩ ይደረጋሉ። በእርሷም ውስጥ ነፍሶች የሚከፉት ዓይኖችም የሚደስቱበት ሁሉ አለ። እናንተም በውስጧ ዘላለም ዘውታሪዎች ናችሁ።
يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصُحُفٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهُيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾

72. ይህም ያ ስትሰሩት በነበራችሁት ዋጋ የተሰጣችኋት ገነት ነው።
وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾

73. ለእናንተ በውስጧ ብዙ ፍራፍሬዎች አሏችሁና ከእርሷም እንደልባችሁ ትበላላችሁ ይባላሉ።
لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

74. አመጸኞች በገሀነም ስቃይ ውስጥ በእርግጥ ዘወታሪዎች ናቸው።
إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾

75. ከእነርሱም ቅጣት በፍጹም አይቀለልላቸውም። እነርሱም በእርሱ ውስጥ ተስፋ ቆራጮች ናቸው።
لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾

76. አልበደልናቸውም። በዳዮቹ ግን እነርሱው ብቻ ነበሩ።
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

77. «ማሊክ ሆይ! ጌታህ በእኛ ላይ (በሞት) ይፍረድ።» እያሉ ይጠራሉም። ይላቸዋልም። «እናንተ (በቅጣት ውስጥ) ለዘላለም ነዋሪዎች ናችሁ።»
وَنَادَوْا يٰدِيلِكْ لِمَقْضِ عَلَيْنَا رِيكٌ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِينُونَ ﴿٧٧﴾

78. «እውነተኛውን መንገድ በእርግጥ አመጣንላችሁ። ግን አብዛኞቻችሁ እውነትን ጠይዎች ነበራችሁ» ይባላሉ።
لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾

79. ይልቁንም (በነብዩ ላይ) በማደም ነገርን አጠነከሩን? እኛም ተንኮላቸውን ወደ እነርሱ በመመለስ አጠንካሪዎች ነን።
أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾

80. ወይም እኛ ሚስጥራቸውንና ውይይታቸውን የማንሰማ መሆናችንን ያስባሉን? ነገሩ እነርሱ እንደሚሉት አይደለም። መልዕክተኞቻችን እነርሱ ዘንድ ናቸው። የሚሉትን ሁሉ ይጽፋሉ።
أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُمُونَ ﴿٨٠﴾

81. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ለአር-ረሕማን ልጅ (የለዉም እንጂ) ቢኖረው እኔ ለልጁ የተገዢዎች መጀመሪያ ነኝ» በላቸው።
قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ ﴿٨١﴾

82. የሰማያት፤ የምድርና የዙፋኑ ጌታ ከሐዲያን ስለ ሸሱ ከሚሉት ነገር ሁሉ ጠራ።

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾

83. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ያንን ይስፈራሩበት የነበሩትን ቀናቸውን እስከሚገናኙ ድረስ በስህተታቸው ውስጥ ይዋኙ ተዋቸው ። ይጨዋቱም።

فَدَرٰهُمْ يَجُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلْقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُوْنَ ﴿٨٣﴾

84. እርሱም ያ በሰማይ ውስጥ ሊገዙት የሚገባው በምድርም ውስጥ ሊገዙት የሚገባው ብቸኛ አምላክ ነው። እርሱም ጥበበኛውና ሁሉን አዋቂው ነው።

وَهُوَ الَّذِى فِى السَّمٰوٰتِ اِلٰهٌ وَفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٤﴾

85. ያም የሰማያት፤ የምድርና በመካከላቸው ያለው ሁሉ ንግስና ለእርሱ ብቻ የሆነው አምላክ ላቀ። የሰዓቲቱም የመምጫዋ ዘመን ዕውቀት በእርሱ ዘንድ ብቻ ነው። ወደ እርሱም ብቻ ትመለሳላችሁ።

وَتَبٰرَكَ الَّذِى لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ﴿٨٥﴾

86. እነዚያም ከአላህ ሌላ የሚገዟቸው አማልክት ሁሉ እነርሱ ትክክለኛውን የሚያውቁ ሆነው በእውነት ከመሰከሩት ክፍሎች በስተቀር ምልጃ አይችሉም።

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾

87. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ማን እንደ ፈጠራቸው ብትጠይቃቸው በእርግጥ አላህ ነው ይላሉ። ታዲያ (ከትክክለኛው እምነት) ወዴት ይዘራሉ።

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلَنَّ اللهُ فَاَنّى يُؤَفَكُوْنَ ﴿٨٧﴾

88. (ነብዩ) ጌታይ ሆይ! እነዚህ የማያምኑ ህዝቦች ናቸው የማለቱም እውቀቱ አላህ ዘንድ ብቻ ነው።

وَقِيْلَهٗ يٰرَبِّ اِنَّ هٰؤُلَآءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

89. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነርሱን ተዋቸው። «ነገሪ ስላም ነው» በልም። ወደፊትም የሚመጣቸውን ሲደርስ ያውቃሉ።

فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

ሱረቱ አድ ዱኸን

በአለህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. ሓ፤ ሚይም፤ ﴿حَمِّ﴾

2. ሁሉን ነገር አብራሪ በሆነው መጽሐፍ እንምላለን። ﴿وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾

3. እኛ ቁርአኑን በዚያች በተባረከችው ሌሊት ውስጥ አወረድነው። እኛ አስፈራሪዎች ነበርንና። ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾

4. በውስጡ የተወሰነው ነገር ሁሉ ይለያል። ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾

5. ከእኛ ዘንድ የሆነ ትዕዛዝ ሲሆን አወረድነው። እኛ መልዕክተኞችን ላኪዎች ነበርንና። ﴿أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾

6. (መልዕክተኞች) ከጌታህ በሆነው ችሮታ (ተላኩ)። እነሆ እርሱ(አለህ) የሚባለውን ሁሉ ሰሚና ሁሉን አዋቂ ነውና። ﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

7. የሰማያት፤ የምድር እና በመካከላቸው ያሉ ነገሮች ሁሉ ጌታ ከሆነው (ተላኩ)። የምታረጋግጡ እንደሆናችሁ (ነገሩ እንዳልነው መሆኑን እወቁ)። ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾

8. ከእርሱም ሌላ አምላክ የለም። ህያው ያደርጋል። ህይወትም ይነሳል። ጌታችሁ የመጀመሪያዎቹ አባቶቻችሁም ጌታ ነው። ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾

9. በእውነቱ እነርሱ የሚጫወቱ ሲሆኑ በመጠራጠር ውስጥ ናቸው። ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾

10. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) (ሰዎችን) የሚሸፍን በሆነ ግልጽ ጭስ ሰማይ የምትመጣበትን ቀን ተጠባበቅ። ﴿فَأَنْزَلْنَا يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانٍ مُّبِينٍ﴾

11. ሰዎችን ይሸፍናል ይህ አሳማሚ ቅጣት ነው። ﴿يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

12. ጌታችን ሆይ! ከእኛ ላይ ቅጣቱን ግለጥልን። እኛ ትክክለኛ አማኞች ነንና (ይላሉ።) ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾

13. አስረጃ መልዕክተኛ የመጣላቸው እና በአለህ የካዱ ሲሆኑ (ቅጣቱ በወረደ ጊዜ) ለእነርሱ መገሰጽ እንዴት ይኖራቸዋል? ﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ﴾

14. ከዚያም «ከሰው የተስተማረ እብድ ነው» ያሉ ሲሆኑ ከእርሱ ዘፍ። ﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ﴾

15. እኛ ቅጣትን ለጥቂት ጊዜ ገላጭች ነን። እናንተ ግን ወደ ክህደታችሁ በእርግጥ አንደገና ተመለሽኛችሁ። ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾

16. ታላቂቱን ብርቱ አያያዝ በምንይዝበት ቀን እኛ ተበቃዮች ነን። **يَوْمَ نَبِّطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ** (16)

17. ከእነርሱ በፊት የፈረዖንን ህዝቦች በእርግጥ ***وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ** (17) ሞከርን። ክቡር መልዕክተኛም መጣላቸው።

18. «የአላህን ባሮች ወደ እኔ አድርሱ (ለኔ ስጡኝ)። **أَنْ أَدُؤًا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ** (18) እኔ ለእናንተ ታማኝ መልዕክተኛ ነኝና።

19. «በአላህም ላይ ላትኮሩ። እኔ ግልጽ የሆነን አስረጁ **وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ** (19) የመጣሁላችሁ ነኝና በማለት መጣላቸው።

20. «እኔ እንዳትወግሩኝ በጌታዬና በጌታችሁ **وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ** (20) ተጠብቀደሁ።

21. «በእኔም ባታምኑ ራቁኝ። ተውኝ።» አለ። **وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَعْتَرِلُونِ** (21)

22. «ቀጥሎም እነዚህ አመጸኞች ህዝቦች ናቸው **فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَا يَوْمَ تُجْرِمُونَ** (22) (አጥፋቸው)።» ሲል ጌታውን ለመነፃ።

23. (ጌታዉም አለ) «በሮጅንም ይዘህ በሌሊት ሂድ። **فَأَسْرِ بِعَبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ** (23) እናንተ የሚከተሉዎችሁ ናችሁና።

24. «በህሩንም የተከፈተ ሆኖ ተወው፤ እነርሱ **وَأَتْرُكُ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّعْرِفُونَ** (24) የሚሰምጡ ስራዊት ናቸውና» አለው።

25. ከአትክልቶችና ከምንጮች ብዙ ነገሮችን ትተው **كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ** (25) ሄዱ።

26. ከአዝመራዎችም ከመልካም መቀመጫም **وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ** (26)

27. በእርሷ ተደሳችች ከነበሩባትም ድሎት (ብዙን **وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَلَکَيْهِنَّ** (27) ነገር ትተው ሞቱ)።

28. ነገሩ ልክ እንደዚህ ሆነ፤ ለሌሎች ህዝቦች **كَذٰلِكَ وَأَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا ءٰآخِرِينَ** (28) አወረስናትም።

29. ሰማይና ምድር በእነርሱ ላይ አላለቀሱም። **فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ** (29)

30. የኢስራኢል ልጆችን ከዚያ አዋራጅ ከሆነው ስቃይ **وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرٰءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ أَلْمُهِنِ** (30) በእርግጥ አዳንናቸው።

31. ከፈረዖን እርሱ (ፈርዖውን) የኮራ ከወሰን **مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ** (31) አላፈዎችም አንዱ ነበርና።

32. ከማወቅም ጋር ከዓለም ህዝቦች መካከል **وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلٰى الْعٰلَمِينَ** (32) በእርግጥ መረጥናቸው።

33. ከተአምራቶችም በውስጡ ግልጽ የሆነ ፈተና **وَأَتَيْنٰنَّهُمْ مِنَ الْآيٰتِ مَا فِيهِ بَلٰتٌ مُّبِينٌ** (33) ያለበትን ሰጠናቸው።

34. እነዚህ (የመካካላዊያን) በእርግጥ ይላሉ: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۝۳۴﴾

35. «እርሷ የፊተኛይቱ ሞታችን እንጅ (ሌላ) ከይደለችም። እኛም የምንቀሰቀስ አይደለንም።» ﴿۝۳۵﴾

36. «እውነተኛችሁ እንደሆናችሁ አባቶቻችንን እስቲ አምጡልን።» (ይላሉ) ﴿فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۳۶﴾

37. እነርሱ በላጮች ናቸውን? ወይስ የቱበዕ ህዝቦችና እነዚያ ከእነርሱ በፊት የነበሩት? እነርሱን አጠፋናቸው። እነርሱ አመጸኞች ነበሩ። ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝۳۷﴾

38. ሰማያትና ምድርን በሁለቱ መካከል ያለውንም ሁሉ ቀላጾች ሆነን አልፈጠርንም። ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۝۳۸﴾

39. ሁለቱንም በቁምነገር እንጂ አልፈጠርናቸውም። ግን አብዛሀኞቻቸው አያውቀውም። ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۳۹﴾

40. የመለያው ቀን ለሁሉም ቀጠሯቸው ነው። ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۴۰﴾

41. ዘመድ ከዘመዱ ምንንም የማይጠቅምበት እነርሱም የማይረዱበት ቀን ነው። ﴿يَوْمٌ لَا يُعْنَى مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝۴۱﴾

42. አላህ ያዘነለትና ያመነ ብቻ ሲቀር። (እርሱ ይረዳል) እርሱ (አላህ) ሁሉን አሸናፊና አዛኝ ነውና። ﴿إِلَّا مَنْ رَجِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۴۲﴾

43. የዘቁም ዘፍ ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ ۝۴۳﴾

44. የኃጢአተኞች ምግብ ናት። ﴿طَعَامُ الْأَثِيمِ ۝۴۴﴾

45. እሱም ልክ እንደ ዘይት አተላ በሆዶች ውስጥ ይፈላል። ﴿كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۝۴۵﴾

46. እንደገነፈላ ውሃ አፈላል የሚፈላ ነው። ﴿كَغَلَى الْحَمِيمِ ۝۴۶﴾

47. ያዙትና ወደ ገሀነም መካከል (ውስጥ) በሀይል ጎትቱት (ገፍትሩት)። ﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝۴۷﴾

48. ከዚያም በራሱ ላይ ከፈላ ውሃ ስቃይ ስምምነት ላይ ለሆነው ሰው ስቃይ ﴿ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۝۴۸﴾

49. (ይባላልም) «ቅመስ አንተ አሸናፊው፤ ክቡር የነበርክ ነህና። ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۝۴۹﴾

50. «ይህ ያ በእርሱ ትጠራጠሩበት የነበራችሁት ነው» (ይባላሉ)። ﴿إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ۝۵۰﴾

51. ጥንቁቆች በእርግጥ በደህናማ መኖሪያ ውስጥ ናቸው። ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۝۵۱﴾

52. በአትክልቶችና በምንጮች ውስጥ ናቸው። ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝۵۲﴾

53. ፊት ለፊት የተቀጣጩ ሆነው ከስስሮች ሐርና ከወፍራም ሐር ይለብሳሉ። ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَلِبِينَ ۝۵۳﴾

54. ነገሩ ልክ እንደዚህ ነው። ዓይናቸውን የሆኑን ሴቶችም እናጠናዳቸዋለን።

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَهُمْ بِمُحُورٍ عَيْنٍ ﴿٥٤﴾

55. በእርሷ ውስጥም የተማመኑ ሆነው ከፍራፍሬ ሁሉ ያዘሉ።

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾

56. የፊተኛይቱን ሞት እንጂ ዳግመኛ በእርሷ ውስጥ ሞትን አይቀምሱም። የገሀነምንም ቅጣት አላህ ጠብቋቸዋል።

لَا يَدْعُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّعْنَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾

57. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) (ይህም) ከጌታህ (አላህ) የሆነ ትሩፋት ሲሆን ይህም እርሱ ታላቁ እድል ነው።

فَضَلَّا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾

58. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ቁርኣኑንም በቋንቋህ ያገራነው ህዝቦች ይገነዘቡት ዘንድ ብቻ ነው።

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

59. ተጠባባቅ። እነርሱም ተጠባባቂዎች ናቸውና።

فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

ሱረቱ አል ጃሲያህ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ሓ፤ሚይም፤

حَمَّ ①

2. የመጽሐፍ መወረድ ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ ከሆነው ከአላህ ነው::

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②

3. በሰማያትና በምድር ውስጥ ለአማኞች ሁሉ እርግጠኛ ምልክቶች አሉ::

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ③

4. (ሰዎች ሆይ!) እናንተን በመፍጠር እና ከተንቀሳቃሽ ነገሮች በምድር ላይ የሚበተነውን ሁሉ በመፍጠሩ ለሚያረጋግጡ ህዝቦች ሁሉ አያሌ ተአምራት አሉ::

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ④

5. በሌሊትና በቀን መተካካትም፤ አላህ ከሰማይ ባወረደው ሲሳይ (ዝናብ) በእርሱም ምድርን ከሞተች በኋላ ህያው በማድረግ፤ ንፋሶችንም (በየ አቅጣጫው) በማዘዋወሩ ለሚያውቁ ህዝቦች ሁሉ በቂ ማስረጃዎች አሉ::

وَاخْتَلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أُنزِلَ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَضْرِيحِ الرِّيحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑤

6. እነዚህ ባንተ ላይ በእውነት የምናነባቸው የሆኑ የአላህ ማስረጃዎች ናቸው:: ከአላህና ከማስረጃዎቹ በኋላ በየትኛው ንግግር ይምናሉ?

بَلَاءٌ آيَاتُ اللَّهِ تَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يَوْمُونَ ⑥

7. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ውሸታም፤ ኃጢአተኛ ለሆነ ሁሉ ወዮላት (ጥፋት ተገባው)::

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ⑦

8. የአላህን አናቅጽ በእርሱ ላይ የሚነበቡለት ሲሆኑ ይሰማል:: ከዚያም የኮራ ሲሆን እንዳልሰማ ሆኖ በክህደቱ ላይ ይዘወትራል:: እናም እርሱን በአሰማሚ ቅጣት አብስረው::

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنثَلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبِعَذَابِ أَلِيمٍ ⑧

9. ከአናቅጹንም አንዲትን ነገር ባወቀ ጊዜ መሳለቂያ ያደርጋታል:: እነዚያ ለእነርሱ አዎራጅ ቅጣት አለባቸው::

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑨

10. ከፊታቸውም ገሀንም አለች:: የሰበሰቡት ሀብትም ከእነርሱ ላይ ምንንም አይመልስላቸውም:: ከአላህ ሌላም ረዳቶች ያደረጓቸው ሁሉ ምንንም አይጠቅሟቸውም:: ለእነርሱም ታላቅ ቅጣት አለባቸው::

مِن رَّأْيِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُعْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑩

11. ይህ ቁርአን መሪ ነው:: እነዚያም በጌታቸው አናቅጽ የካዱት ሁሉ ለእነርሱ ከብርቱ ቅጣት ድርሻቸው አለባቸው::

هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٍ ⑪

12. አላህ ያ ባህርን በውስጡ ታንኳዎች በፈቃዱ እንዲንሸለጡበት ከቸሮታዉም እንድትፈልጉበት እንድታመሰግኑትም ለእናንተ የገራላችሁ ነው።

﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

13. ለእናንተ በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ በመላ ገደብ ሲሆን ያገራላችሁ ነው። በዚህ ለሚያስተነትኑ ህዝቦች ሁሉ አያሌ ተዐምራት አሉበት።

﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾

14. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለእነዚያ በአላህ ለመኑት «ለእነዚያ የአላህን ቀናት ለማይፈሩት ሰዎች ምህረት (ይቅርታ) አድርጉ» በላቸው። (አላህ) ህዝቦችን ይሰሩት በነበሩት ነገር ይመነዳልና።

﴿قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهُ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

15. መልካምን የሰራ ሁሉ ጥቅሙ ለነፍሱ ነው። ክፉንም ተግባር የሰራ ሁሉ ክፋቱ በእርሱው ላይ ነው። ከዚያም ሁላችሁም ወደ ጌታችሁ ትመለሳላችሁ።

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾

16. ለኢስራኢል ልጆችም መጽሐፍን፤ ሕግን እና ነብይነትን በእርግጥ ሰጠናቸው። ከመልካም ሲሰሩትም ለገስንላቸው። (በዘመናቸው ከነበሩት) የዓለማት ህዝብ ላይም አበለጥናቸው።

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

17. ከትዕዛዝም ግልጽ ነገሮችን ሰጠናቸው። እውቀቱም ከመጣላቸው በኋላ በመካከላቸው ለምቀንነት እንጅ ለሌላ አልተለያዩም። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ በትንሳኤ ቀን በዚያ በእርሱ ይለያዩበት በነበሩት ነገር ሁሉ በመካከላቸው በትክክል ይፈረዳል።

﴿وَعَاتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا ۚ بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

18. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከዚያም ከሃይማኖት በትክክለኛው ሕግ ላይ አደረግንሁ። ስለዚህ ተከተለው። የነዚያን የማያውቁትን ህዝቦች ዝንባሌዎች አትከተል።

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

19. እነርሱ ከአላህ ቅጣት ምንምም ካንተ አይገፈትሩልህምና። በደለኞችም ከፊላቸው ለከፊሉ ረዳቶች ናቸው። አላህ የጥንቆቆቹ ወዳጅ ነውና።

﴿إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ وَكِىءٌ الْعَمِيقِينَ﴾

20. ይህ (ቁርአን) ለሰዎች የልብ ብርሃኖች ነው። ለሚያረጋግጡትም ህዝቦች ሁሉ መሪና እዝነት ነው።

﴿هَذَا بَصِيرَةٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوفُونَ﴾

21. እነዚያ ታጢአቶችን የሰሩ ሕይወታቸውንም ሞታቸውንም ልክ እንደነዚያ እንዳመኑት መልካሞችንም እንደሰሩት ልናደርጋቸው ያስባሉን? (አይስቡ): ይህ ከሆነ ፍርዱ ምንኛ ከፋ፤

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَحْمَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

22. አላህም ሰማያትንና ምድርን በትክክል ፈጠረ:: እነርሱ የሚደበደቡ ሲሆኑ ነፍስ ሁሉ በሰራቸው ስራ ትመነዳ ዘንድ::

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

23. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ዝንባሌውን አምላኩ ያደረገውን አላህም ከእውቀት ጋር ያጠመመውን በጆሮውና በልቡም ላይ ያተመበትን በዓይኑም ላይ ሺፋን ያደረገበትን ሰው አየህን? ታዲያ ከአላህ በኋላ የሚያቀናው ማነው? አትገሰጹምን?

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشًّا فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

24. (ከሐዲያን) «እርሷም(ሕይወት) የቅርቢቱ ሕይወታችን ብቻ እንጂ ሌላ አይደለችም:: እንሞታለን:: ህያወም እንሆናለን:: ከጊዜም (ማለፍ) በሰተቀር ሌላ አያጠፋንም» አሉ:: ለእነርሱም በዚህ በሚሉት ምንም እውቀት የላቸውም:: እነርሱ የሚጠራጠሩ እንጂ ሌላ አይደሉም::

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

25. አናቅጾችንም ግልፆች ሆነው በእነርሱ ላይ በተነበቡላቸው ጊዜ የክርክራቸው ማስረጃ «እውነተኛች እንደሆናችሁ እስቲ የቀድሞ አባቶቻችንን አምጡ» ማለት እንጂ ሌላ አልነበረም::

وَإِذَا تُثُلِّتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مِمَّا كَانُوا يَحْجُمُونَ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتُتُونَا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

26. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «አላህ ህያው ያደርጋችኋል ከዚያም ያሞታችኋልም:: ከዚያም በትንሳኤ ቀን ይሰበስባችኋል:: ይህም ጥርጥር የለበትም:: ግን አብዛኛዎቹ ሰዎች አያውቁም::» በላቸው::

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

27. የሰማያትና የምድር ግዛት የአላህ ብቻ ነው:: ሰዓቲቱም በምትከሰትበት ቀን ያን ጊዜ አጥፊዎች ሁሉ ይከስራሉ::

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئِدِ بِخَسَرٍ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾

28. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ህዝቦችን ሁሉ ተንበርካኪ ሆነው ታያቸዋለህ:: ህዝብም ሁሉ ወደ ግል መጽሐፋቸው ይጠራሉ:: ይባላሉም: «ዛሬ ቀደም ሲል ትሰሩት የነበራችሁትን ነገር ትመነዳላችሁ

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

29. «ይህ መጽሐፋችን ነው:: በእናንተ ላይ በእውነት ይናገራል:: እኛ ያንን ትሰሩት የነበራችሁትን ሁሉ እናስገለብጥ ነበርንና» (ይባላሉ)::

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنْ كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

30. እነዚያ ያመኑትና መልካሞችን የሰሩትማ ቤታቸው በእዝነቱ ውስጥ ያስገባቸዋል። ይህ እርሱ ባደገው የሆነ እድልን ማግኘት ነው።

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾

31. እነዚያም የካዲትማ ለእነርሱ ይባላሉ። «አናቅጾቼ በእናንተ ላይ ይነበቡ አልነበሩምን? ከራችሁም ። ከሓዲያን ህዝቦችም ነበራችሁ።»

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣١﴾

32. «የአላህ ቀጠሮ እውነት ነው። በእርሷ መምጣት (ጥርጥር) የለም። በተባለ ጊዜም 'ሰዓቲቱ ምን እንደሆነች አናውቅም መጠራጠርን የምንጠራጠር እንጂ ሌላ አይደለንም። እኛም አረጋጋጭች አይደለንም' አላችሁ።» (ይባላሉ)

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ نَظْنَ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمَسْتَبِئِينَ ﴿٣٢﴾

33. የሰሩዋቸው ኃጢአቶችም ለእነርሱ ይገለጹላቸዋል። ያም በእርሱ ይሰላቁበት የነበሩት ቅጣት በእነርሱ ላይ ይወርድባቸዋል።

وَيَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾

34. «በዲንያ የዚህንም ቀናችሁን መገናኘት እንደረሳችሁ ሁሉ ዛሬ እኛም እንተዋችኋለን። መኖሪያችሁም እሳት ናት። ለእናንተም ከረዳቶች ምንም የላችሁም» ይባላል።

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَلُكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوِلُكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٣٤﴾

35. «ይህ እናንተ የአላህን አናቅጽ መቀላጃ በማድረጋችሁና ቅርቢቱ ሕይወት ስለ አታለላቸችሁ ነው» ይባላሉ። ዛሬ ከእርሷ አይወጡም። እነርሱም በወቀሰ አይታለፉም።

ذَٰلِكُمْ بِأَنكُمُ اتَّخَذْتُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَعَرَّثْتُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُجْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾

36. ምስጋና ሁሉ ለሰማያት፤ ለምድርና ለዓለማት ቤታ ለሆነው ለአላህ ብቻ የተገባው ነው።

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٣٦﴾

37. ኩራትም በሰማያትም ሆነ በምድር ለእርሱ ብቻ ነው። እርሱ ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ ነው።

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

ሱረቱ አል አህቃፍ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ሓ፤ ሚይም፤

حَم

2. የመጽሐፉ መወረድ አሸናፊ፤ ጥበበኛ ከሆነው አላህ ነው::

تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

3. ሰማያትን፤ ምድርን እና በመካከላቸው ያለውንም ሁሉ በምር እና በተወሰነ ጊዜንም በመለካት እንጂ ለቀልድ አልፈጠርናቸውም:: እነዚያ በአላህ የካዱት የተስፋራራትን ነገር ደንታ አይሰጡትም::

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ

4. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ከአላህ ሌላ የምትገዟቸውን አላያችሁምን? ከምድር ምንን እንደፈጠሩ እስቲ አሳዩኝ:: ወይስ በሰማያት መፍጠር ለእነርሱ ከአላህ ጋር መጋራት አላቸውን? (የማልዱናል በማለታችሁ) እውነተኞች እንደሆናችሁ ይህንን ጉዳይ ከዚህ በፊት የሆነን መጽሐፍ ወይም ከእውቀት ቅሪት እስቲ አምጡልኝ» በላቸው::

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُؤْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

5. እስከ ትንሳኤ ቀን ድረስም ለእርሱ የማይመልሱለትን ጣዖታት ከአላህ ሌላ ከሚጠራ ሰው ይበልጥ የተሳሳተ ማንነው? እነርሱም ከጥሪያቸው ዘንጊዎች ናቸው::

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ

6. ሰዎችም በተሰበሰቡ ጊዜ ጣቶች ለእነርሱ ጠላቶች ይሆናሉ:: እነርሱን መገዛታቸውንም ይክዳሉ::

وَإِذَا حُجِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَأَنُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

7. በእነርሱም ላይ አንቀጾቻችን ግልፃች ሆነው በተነበቡ ጊዜ እነዚያ እውነቱ በመጣላቸው ጊዜ የካዱት ክፍሎች «ይህ ግልጽ ድግምት ነው» አሉ::

وَإِذَا تَنَالَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

8. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ይልቁንም «(ሙሐመድ ራሱ) ቀጠፈው» ይሉሉን? «ብቀጥፈው ኖሮ እኔን ከአላህ ቅጣት ለማዳን በምንም አትችሉም:: እርሱ ያንን የምትቀባዥሩበትን ነገር ሁሉ አዋቂ ነው:: በእኔና በእናንተ መካከል መስካሪነት እሱው በቃ:: እርሱ መሀሪ እና አዛኝ ነውና» በላቸው::

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْنَاهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

9. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከመልዕክተኞች የተለየሁ ብጤ የሌለኝ አይደለሁም:: በእኔም በእናንተም ላይ ምን እንደሚሰራብንም አላውቅም:: ወደ እኔ የሚወረደውን እንጂ ሌላን

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَىٰ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

መመሪያ አልከተልም። እኔም ግልጽ አስፈራሪ እንጂ ሌላ አይደለሁም» በላቸው።

10. «(መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እስቲ ንገሩን ቁርአኑ ከአላህ ዘንድ ቢሆንና በእርሱ ብትክዱ ከኢስራኢል ልጆች የሆነ መስካሪ ደግሞ በቢጤው ቢያምንና በእርሱ ላይ ቢመሰክር እናንተ (ግን) ብትከሩ (በዳይ አትሆኑምን)? አላህ በእርግጥ በደለኛ ህዝቦችን ሁሉ አያቀናም» በላቸው።

11. እነዚያም የካዱት ሰዎች ስላመኑት ሰዎች «እምነቱ መልካም ነገር በሆነ ኖሮ ወደ እርሱ ባልቀደሙን ነበር» አሉ። በእርሱም ባልተቀኑ ጊዜ «ይህ ቁርአን ጥንታዊ ቅጥፈት ነው» ይላሉ።

12. ከራሱም የሙሳን መጽሐፍ ለሰዎች መሪና የአላህ ጸጋ ሲሆን እንዳወረድን አላየህምን? ይህ ቁርአን እነዚያን የበደሉትን ሊያስፈራራ በዐረብኛ ቋንቋ የወረደ ሲሆን የፊቶቹንም መጽሐፍት አረጋጋጭ እና ለበጎ አድራጊዎችም ሁሉ የብስራት መጽሐፍ ነው።

13. «እነዚያ ጌታችን አላህ ነው» ያሉና ከዚያም በዚህ ቃላቸው ላይ ቀጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ በእነርሱ ላይ ምንም (ይደርስብናል ብለው) ፍርሀት የለባቸውም። ምንም (ነገር ያመልጠናል ብለው) አያዝኑምም።

14. እነዚያ የገነት ጓዶች ናቸው። በእርሷ ውስጥ ዘወታሪዎች ሲሆኑ በዚያ በዱንያ ይሰሩት በነበሩት መልካም ተግባር ምክንያት ያገኙት ምንዳ ነው።

15. የሰውን ልጅ ለወላጆቹ በጎ መዋል እንዳለበት በጥብቅ አዘዝነው። እናቱ በችግር ላይ ሆና አረገዘችው። በችግርም ላይ ሆና ወለደችው። እርግዝናውና (ከሱት) መለያው ሙሉ ሰላሳ ወር ነው። ከዚያም የጥንካሬውን ወቅት በደረሰ ጊዜ አርባ ዓመት በደረሰ ጊዜ «ጌታዬ ሆይ! ያን በእኔ ላይና በወላጆቼ ላይ የላገስኩዎን ጸጋህን እንዳመሰግንህና የምትወደውን መልካም ስራም እንድሰራ ወደ ቀናው መንገድ ምራኝ። ዘሮቼንም ለእኔ አብጅልኝ። እኔ ወደ አንተ ብቻ ተመለስኩ። እኔ ከሙስሊሞች አንዱ ነኝ» አለ።

16. እነዚያ (ይህንን ባዩት ሁሉ) ከገነት ጓዶች መካከል ሲሆኑ እነዚያ ከሰሩት ስራ መልካምን የምንቀበላቸውና ከኃጢአቶቻቸውም የምናልፋቸው

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَقَامَتُمْ وَأَنْتُمْ كُفْرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾
وَمِن قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيًّا لِّبَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُخَرِّجُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصُّدُوقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

ሰዎች ናቸው። ያንን ተስፋ ይሰጡት የነበሩትን እውነተኛ ቀጠሮ እንሞላላቸዋለን።

17. ያንንም ለሁለቱ ወላጆቹ አላህን የሚለምኑ ሲሆኑ «በአላህ እመን፤ የአላህ ቀጠሮ እርግጠኛ ነው፤ » ሲሉት «አፍ! ከእኔ በፊት የብዙ ክፈለ ዘመናት ሰዎች ሳይወጡ በእርግጥ ያለፉ ሲሆኑ ከመቃብር እንደምወጣ ታስፈራሩኛላችሁን?» ይላልም። "ይህ የቀደምቶች ተረት እንጅ ሌላ አይደለም" ይላል።

وَالَّذِي قَالَ لَوْلَايَهٗ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعَدَايَنِي أُنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْفُرُوزُ مِنْ قِبَلِي وَهَمَّا يَسْتَعِيثَانِ اللَّهَ وَوَلَيْكَ ءَامِنٌ إِنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾

18. እነዚህ እነዚያ ከአጋንንትም ከሰዊም ከእነርሱ በፊት ካለፉት ህዝቦች ጋር የአላህ ቃሉ በእነርሱ ላይ የተረጋገጠባቸው ናቸው። እነርሱ ከሳሪዎች ነበሩና።

كَأَنُؤُا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾

19. ለሁሉም በሰሩት ስራ ልክ ተገቢ የሆኑ ደረጃዎች አሏቸው። ስራዎቻቸውንም ይሞላላቸው ዘንድ ይህንን መነዳቸው። እነርሱም አይበደሉም።

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَوَلِيُوقِيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

20. እነዚያም የካዲት በእሳት ላይ በሚጋፈጡበት ቀን ጣፋጮቻችሁን በአነስተኛይቱ ሕይወታችሁ አሳለፋችሁ። በእርሷም ተጠቀማችሁ። ስለዚህ በምድር ላይ ያለ አግባብ ትኮሩ በነበራችሁትና ታምጹ በነበራችሁት ምክኒያት ዛሬ የውርደትን ቅጣት ትመነዳላችሁ ይባላሉ።

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَّذِيْنْتُمْ ظَنَنْتُمْ أَن يَخْتَبِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ أَلْدُنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

21. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በአል አሕቃፍ የነበረው የዓድ ወንድም የሆነው ሁድ ከእርሱ በፊትም ሆነ ከእርሱ በኋላም አስፈራሪዎች ባለፉት መልኩ «ከአላህ ውጪ ሌሎች አማልክትን አታምልኩ። የታላቁን ቀን ቅጣት እፈራላችኋለሁ።» በሚል ሲያስጠነቅቃቸው (የነበረውን አስታውስ)

*وَأَذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ ؕ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾

22. «ከአማልክቶቻችን ልታሸሽን መጣህን? እውነተኛ ከሆንክ ያንን የምታስፈራራን ቅጣት አሁን እንዲከሰት አድርግ» አሉት።

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَّ عَنْ ءَالِهَتِنَا فَآتَيْنَا بِمَا تَعَدْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾

23. «የቅጣቱ መከሰቻ ትክክለኛ ወቅት እውቀት ያለው ከአላህ ዘንድ ብቻ ነው። የተላኩበትን መልዕክት ብቻ አደርስላችኋለሁ። ግና እንደማያችሁ መሀይማን ህዝቦች ናችሁ።» አላቸው።

قَالَ إِنَّمَا أَلِمْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ؕ وَلَكِنِّي أَرْنَكُمْ قَوْمًا سَاجِدُونَ ﴿٢٣﴾

24. ለቅጣት የተላከባቸውን (ዳመና) ወደ ሸለቆዎቻቸው አቅጣጫ ሲገዛ ባዩ ጊዜ «ይህ ዝናብ የሚያወርድልን ዳመና ነው» አሉ። አይደለም። ይልቁንም ያ በፍጥነት ይከሰት ዘንድ የጠየቃችሁት ቅጣት ነው። አሳማሚ ቅጣት ያዘለ ንፋስ ነው።

فَلَمَّا رَأَوْهُ غَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا غَارِضٌ مُنْطَرِفًا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْنَاهُ بِهِ ؕ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

25. በጌታዎ ትዕዛዝ ሁሉን ነገር ታጠፋለች» (አላቸው):: ባዶ ቤቶቻቸው እንጂ ሌላ ነገር የማይታይ ሆነው አነጉ:: አመጸኞች ህዝቦችን በዚህ መልኩ እንቀጣለን::

تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنَتُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

26. ለእናንተ ያልሰጠውን ኃይልና ምቹት ለእነርሱ ሰጥተናል:: መሰሚያ ጀሮዎችን፤ መመልከቻ ዓይኖችን እና ማሰቢያ አእምሮንም ለግሰናቸዋል:: ግና ጀሮዎቻቸውም፤ ዓይኖቻቸውም፤ አእምሮቻቸውም የፈደዱቸው ነገር አልነበረም:: የአላህን አናቅጽ ያስተባብሉ ነበርና:: በመሆኑም በእነርሱ ላይ ያ ያፌዙበት በነበረው ቅጣት ወረደባቸው::

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾

27. በዙሪያቸው የነበሩ ከተሞችንም አጠፋን:: ይመለሱ ዘንድም ተደጋጋሚ ታዐምራትን አሳይተናቸው ነበር::

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقَرْيَةِ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

28. እነዚያ መቃረቢያ ይሆናቸው ዘንድ ከአላህ ሌላ በረዳትነት የያዙቸው አማልክት በመከራቸው ወቅት ለምን አልረዷቸውም? ይልቁንም ከእነርሱ ራቁ:: ይህ ሀሰታቸውና ይቀጥፉት የነበረው ነውና::

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

29. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከአጋንንት የሆኑ ቡድኖች ቁርኣንን የሚያደምጡ ሁነው በላክንልህ ጊዜ የሆነውን አስታውስ:: ሲነበብ በደረሱ ጊዜ «ዝም በሉ» ተባባሉ:: ንባቡ ሲጠናቀቅም ወገኖቻቸውን ለማስጠንቀቅ ወደ ህዝቦቻቸው ተመለሱ::

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجَبِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصُتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾

30. አሉም ለወገኖቻቸው: «ወገኖቻችን ሆይ! ከሙሳ ተውራት በኋላ የተወረደንና ከእርሱ በፊት የወረዱትን መጽሐፍት አጽዳቂ ወደ እውነትና ወደ ቀጥተኛው ጎዳና መሪም የሆነን መጽሐፍ አደመጥን::

قَالُوا يَا قَوْمِمْ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَىٰ الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

31. «ወገኖቻችን ሆይ! ለዚህ ወደ አላህ ለሚጠራችሁ ሰው በጎ ምላሽ ስጡ:: በእርሱ እመኑም:: ይህን ካረጋችሁ (አላህ) ከንጢአቶቻችሁ ለእናንተ ይምራልና:: ከአሳማሚ ቅጣትም ይጠብቃችኋል::

يَقَوْمِمْ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾

32. ወደ አላህ ለሚጠራ ሰው ሁሉ በጎ ምላሽ ያልሰጠ በምድር ላይ ከአላህ ቅጣት አያመልጥም:: ከእርሱ ሌላም ረዳት አይኖረውም:: እንዲህ አይነት ሰዎች ግልጽ ጥመት ውስጥ ናቸው::» (አሉ)

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

33. ያ ሰማያትንና ምድርን የፈጠረው እርሱም በመፍጠሩም ድካም ያልተሰማው አላህ ሙታንን ሀያው ማድረግ እንደሚችል አላዩምን ? በእርግጥም ይህን ማድረግ የሚሰነው አይደለም :: እርሱ ሁሉንም ነገር ቻይ ነውና::

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُجِئِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾

34. እነዚያም የካዱት ሰዎች ሁሉ ወደ እሳት እንዲቀርቡ በሚደረጉ ጊዜ የሚሆነውን አስታውስ:: «ይህ እውነት አይደለምን ?» ይባላሉ :: «አዎ እውነት መሆኑን በጌታችን በመማል እናረጋግጣለን» ይላሉ:: እርሱም «ታስተባብሉት በነበራችሁት ሰብብ ቅጣትን ቅመሱ» ይላቸዋል::

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾

35. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከመልዕክተኞች መካከል የጽናት ባለቤቶች እንደታገሱት ሁሉ አንተም ታገስ::(በሀዘቦችህ ላይ) ቅጣቱ ይፋጠንባቸው ዘንድም አትጠይቅ:: ያን ቃል የተገባላቸውን ቅጣት በሚያዩ ጊዜ ምድር ላይ ከቀን ውስጥ የተወሰነ ወቅት ብቻ እንጂ እንዳልቆዩ ይሰማቸዋል:: ይህ የማስጠንቀቂያ መልዕክት ነው:: ከአመጸኞች ሀዘቦች ውጪ ሌሎች እንዲጠፉ ይደረጋልን?

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا وَأُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغٌ فَمَهْلُ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

ሱረቱ ሙሀመድ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሊሁ)::

1. እነዚያ የካዱ እና ከአላህ መንገድ ሌሎችን የከለከሉ አላህ ስራዎቻቸውን አጠፋባቸው።

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿١﴾

2. እነዚያም ያመኑ በጎዎችንም ተግባራት የሰሩ በሙሐመድ ላይም የተወረደው እርሱ ከጌታቸው ሲሆን እውነት ስለሆነ ያመኑ ከእነርሱ ላይ ታጢአቶቻቸውን ያብሳሉ። ሁኔታቸውንም ሁሉ ያበጃል።

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾

3. ይህ እነዚያ የካዱት ውሸትን የተከተሉ በመሆናቸውና እነዚያም ያመኑት ከጌታቸው የሆነን እውነት ስለተከተሉ ነው። ልክ እንደዚሁ አላህ ለሰዎች ምሳሌዎቻቸውን ያብራራል።

ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴿٣﴾

4. አማኞች ሆይ! እነዚያንም የካዱትን ሰዎች በጦር ላይ ባገኛችኋቸው ጊዜ ጫንቃዎችን በሀይል ምቱ። ባደከማችኋቸው ጊዜም አትግደሏቸው፤ ማርኪቸው። መሰሪያውንም አጥብቁ። በኋላም በነጻ ትለቋቸዋላችሁ። ወይም ፊዳ ታስከፍሏቸዋላችሁ። ይህም ጦሩ መሰሪያውን እስከሚጥል ድረስ ነው። ነገሩ ይህ ነው። አላህም ቢፈልግ ከእነርሱ ያለ ጦር በተቀለ ነበር ግን ከፊላችሁን በከፊሉ ሊሞክር (በዚህ አዘዛችሁ)። እነዚያንም በአላህ መንገድ ላይ የተገደሉት ሰዎች ስራዎቻቸውን ፈጽሞ አያጠፋባቸውም።

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَّخِثُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَانَ فِإِذَا مِثْلُ بَعْدِ وَإِذَا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَتْخَرْتُمْ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾

5. በእርግጥ ይመራቸዋል። ሁኔታቸውንም ሁሉ ያበጃል።

سَيَهْدِيهِمْ وَيُضِلُّهُم بِأَلْهَمٍ ﴿٥﴾

6. ገነትንም ያገባቸዋል። ለእነርሱ አስታውቋታል።

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾

7. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! የአላህን ሃይማኖት ብትረዱ ይረዳችኋል። ጫማዎቻችሁንም ያደላድላል። ያጸናላችኋል።

بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتُورُوا اللَّهَ بِنُصْرَتِهِ وَيُنَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

8. እነዚያም የካዱት ለእነርሱ ጥፋት ተገባቸው። ስራዎቻቸውንም አጠፋባቸው።

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾

9. ይህ እነርሱ አላህ ያወረደውን ስለጠሉ ነው። ስለዚህ ስራዎቻቸውን አበላሸባቸው።

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾

10. የእነዚያ ከእነርሱ በፊት የነበሩ ከሓዲያን ሁሉ መጨረሻ እንዴት እንደነበር ያዩ ዘንድ በምድር ላይ አልሄዱምን? አላህ ያላቸውን ሁሉ አጠፋባቸው። ለካሓዲያንም ሁሉ የዚሁ ተመሳሳይ አለባቸው።

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴿١٠﴾

11. ይህ አላህ የእነዚያ ያመኑት ረዳት ስለሆነና ከሓዲያንም ለእነርሱ ረዳት ስሌላቸው ነው።

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١١﴾

12. አላህ እነዚያን በእሱ ያመኑትንና መልካሞችን ተግባራት የሰፋትን ሁሉ ከስሮቻቸው ወንዞች ወደ ሚፈሱባቸው ገንቶች ያስገባቸዋል። እነዚያም በአላህ የካዱት በቅርቢቱ ዓለም ብቻ ይጠቀማሉ። እንሰሳዎቻችን እንደሚባሉም ይበላሉ። የገሀንም እሳትም ለእነርሱ (የሁል ጊዜ) መኖሪያቸው ናት።

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَمْتِعُونَ بِمَا كَانُوا كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٢﴾

13. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከዚያችን አንተን ካወጣችህ ከተማህ ይበልጥ በሀይል ጠንካራ የሆኑ ባለቤቶቻቸውን ያጠፋናቸው ብዙ ናቸው። ለእነርሱም ረዳት አልነበራቸውም።

وَكَايْنٍ مِّنْ قَوْمِي ۚ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَوْمِكَ ۚ وَالَّتِي أَخْرَجْتَكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

14. ከጌታው በሆነች አስረጅ ላይ የሆነ ምዕመን ክፉ ስራቸው ለእነርሱ እንደተሸለመላቸውና ዝንባሌዎቻቸውን እንደ ተከተሉ ክፍሎች ነውን?

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُوِيَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ۖ وَاتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٤﴾

15. ያች አላህን ለሚፈሩ ሰዎች ቃል የተገባቸው ገንት (ይህን ትመስላላች)፤ በውስጧ ሽታው ከማይለወጥ የውሃ ወንዞች፤ ጣዕሙ የማይለወጥ የወተት ወንዞች፤ ለጠጪዎች ሁሉ እጅግ ጣፋጭ የሆኑ የወይን ጠጅ ወንዞችና የንጹህ(የተነጠረ) ማር ወንዞች አሉባት። በውስጧ ሁሉም የፍራፍሬ አይነቶች ከጌታቸውም ምህረት ተዘጋጅተውላቸዋል። በእነዚህ ገንቶች የሆነ እንደነዚያ እሳት ውስጥ ዘወትር እንደሚኖሩ የፈለ ውሃም እንዲጠጡ እንደሚደረጉትና ውሃውም የሆድ ዕቃቸውን እንደሚበጣጥስባቸው ነውን? አይደለም።

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّيْنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ ۖ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّرِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۖ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

16. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነርሱም መካከል ወደ አንተ የሚያዳምጡ አሉ። ካንተ ዘንድ በወጡ ጊዜ ለእነዚያ እውቀት ለተሰጡት «አሁን ምን አለ?» ይላሉ። እነዚያ እነዚህ በልቦቻቸው ላይ አላህ ያተማቸው ዝንባሌዎቻቸውን የተከተሉ ናቸው።

وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنِيفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

17. እነዚያም ወደ ቀናው መንገድ የተመሩት አላህ መመራትን ጨመረላቸው። (ከእሳት) መጠበቂያቸውንም ሰጣቸው።

وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَيْنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾

18. የሰዓቲቱንም በድንገት መምጣት እንጂ ሌላን ይጠባበቃሉን? ምልክቶቹም በእርግጥ መጥተዋል። በመጣቸባቸውም ጊዜ ማስታወሳቸው ለእነርሱ እንዴት ይጠቅማቸዋል።

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذُكِرْتُمْ ۝۱۸

19. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነሆ ከአላህ ሌላ ትክክለኛ አምላክ አለመኖሩንም እወቅ። ስለ ስህተትህም ሆነ ለወንድም ለሴትም አማኞች ስህተት ምህረትን ለምን። አላህም መዘዋወሪያችሁንም ሆነ መርጊያችሁን ያውቃል።

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثَلَكُمْ ۝۱۹

20. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ ያመኑት ሰዎች (ለዲን ለመታገል ግፊት ያለበት) «የቁርአን ምዕራፍ አይወረድም ኖሯልን?» ይላሉ። የጠነከረም ምዕራፍ በወረደና በውስጡም መጋደል በተወሰነ ጊዜ እነዚያን በልቦቻቸው ውስጥ የንፍቅና በሽታ ያለባቸውን ሰዎች ከሞት የሆነ መከራ በእርሱ ላይ እንደወደቀበት ሰው አስተያየት ወደ አንተ ሲመለከቱ ታያቸዋለህ። ለእነርሱው ተገባቸው።

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ ۝۲۰

21. ታዘኸኸትና መልካም ንግግር ይሻላቸዋል። ትዕዛዙም ቁርጥ በሆነ ጊዜ ለአላህ ትእዛዝ እውነተኛ ሆኑ ኖሮ ለእነርሱ የተሻለ በሆነ ነበር።

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوَّ صَدَقُوا اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۝۲۱

22. ብትሾሙም በምድር ላይ ማበላሸትን ዝምድናችሁንም መቁረጥን ከጀላችሁን?

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝۲۲

23. እነዚህ እነዚያ አላህ የረገማቸው ያደነቆራቸውም ዓይኖቻቸውንም ያወራቸው ናቸው።

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ۝۲۳

24. ቁርአንንም አያስተነትኑምን? በእውነቱ በልቦቻቸው ላይ ቁልፎቹ አሉባቸውን?

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْقَالِهَا ۝۲۴

25. እነዚያ ለእነርሱ ቅኑው መንገድ ከተብራራላቸው በኋላ ወደ ኋላቸው የተመለሱት ሰይጣን መቀልበሳቸውን ለእነርሱ ሸለመላቸው። ለእነርሱም አዘናጋቸው።

إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ ۝۲۵

26. ይህ እነርሱ ለእነዚያ አላህ ያወረደውን ለጠሉት «በነገሩ ከፊሉን እንታዘዘችሁለን» ያሉ በመሆናቸው ነው። አላህም መደበቂያቸውንም ያውቃል።

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۝۲۶

27. መላዕክት ፊቶቻቸውንና ጀርባዎቻቸውን የሚመቱ ሲሆኑ በገደሏቸው ጊዜ (ሁኔታቸው እንዴት ይሆናል?)

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۝۲۷

28. ይህ እነርሱ አላህን ያስቆጣውን ነገር ሁሉ ስለተከተሉ ውዴታውንም ስለጠሉ ነው። ስለዚህ ስራዎቻቸውን አበላሽባቸው።

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آتَبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ ۝۲۸

29. እነዚያ በልቦቻቸው ውስጥ በሽታ ያለባቸው ሰዎች በሙስሊሞች ላይ የነበራቸውን ቂሞቻቸውን አላህ አለማውጣቱን ጠረጠሩን?

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْغَنَهُمْ ﴿٢٩﴾

30. (ሙሐመድ ሆይ!) ብንፈልግ ኖሮ እነርሱን ባሳየንህና በምልክታቸውም በእርግጥ ባወቅከቸው ነበር። ንግግርንም በማሸምራቸው በእርግጥ ታውቃቸዋለህ። አላህም ስራዎቻችሁን ሁሉ ያውቃልና።

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَלَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَتَعَرَّفْنَاهُمْ مِنْ لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾

31. (አማኞች ሆይ!) ከናንተ መካከል ተዋጊዎችንና ታጋሾችን እስከምንገልጽ ድረስ በእርግጥ እንሞክራችኋለን። ወራዎቻችሁንም (እስከምንገልጽ ድረስ) እንሞክራችኋለን።

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

32. እነዚያ የካዱና ከአላህም መንገድ ሰዎችን ያገዱ ለእነርሱም ቅኑ መንገድ ከተገለጸላቸው በኋላ መልዕክተኛውን የተከራከሩ ሁሉ አላህን በምንም አይጎዱትም። ስራዎቻቸውንም በእርግጥ ያበላሻል።

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِيطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾

33. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህን ተገዙ። መልዕክተኛውንም ታዘዙ። ስራዎቻችሁንም አታበላሹ።

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

34. እነዚያ የካዱ ከአላህ መንገድ ሌሎችን ያገዱና ከዚያም እነርሱ ከሐዲያን ሆነው የሞቱ አላህ ለእነርሱ በፍጹም አይምርም።

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾

35. እናንተ አሸናፊዎች ስትሆኑና አላህም ከናንተ ጋር ሲሆን አትድከሙ። ወይ እርቅም አትጥሩ። ስራዎቻችሁን ፈጽሞ አያጎድልባችሁም።

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

36. ቅርቢቱ ሕይወት ጫወታና ዛዘታ ብቻ ናት። ብታምኑና ቅጣቱንም ብትጠነቀቁ ምንዳዎቻችሁን ይሰጣችኋል። ንንዘቦቻችሁንም ሁሉ አይጠይቃችሁም።

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَلَهُوَ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾

37. እርሷን ቢጠይቃችሁና ችክ ቢልባችሁ ትሰስታላችሁ። ቂሞቻችሁንም ያወጣል።

إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَبُخْرِحْ أَصْغَنَكُمْ ﴿٣٧﴾

38. (አማኞች ሆይ!) አስተውሉ። እናንተ እነዚያ በአላህ መንገድ ትላግሱ ዘንድ የምትጠሩ ናችሁ። ከናንተም መካከልም የሚሰስት ሰው አለ። የሚሰስት ሰው ሁሉ የሚሰስተው በራሱ ላይ ብቻ ነው። አላህ በራሱ ተብቃቂ ነውና። እናንተ ግን ድሆች ናችሁ። ብትሸጡም ሌሎችን ሀዘቦች በቦታችሁ ይለውጣል። ከዚያም ባለመታዘዝ እንደናንተ ብጤዎቻችሁ አይሆኑም።

هَٰأَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُشْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْعَنِي وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

ሱረቱ አል ፈትሀ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሀ)::

1. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እኛ ላንተ (መካን) በመክፈት ግልጽ የሆነን ድል ለገስንህ። إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴿١﴾

2. አላህ ያለፈውንና የሚመጣውን ኃጢአትክን ሊምርህ፤ ፀጋውንም ባንተ ላይ ሊሞላና ቀጥተኛውን መንገድ ሊመራህ፤ لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَبِمِعْمَتِهِ عَلَيْنِكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢﴾

3. አላህም ብርቱን እርዳታ ሊረዳህ መካን ከፈተልህ። وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا ﴿٣﴾

4. አላህ ያ በአማኞች ልቦች ውስጥ ከእምነታቸው ጋር እምነትን ይጨምሩ ዘንድ እርጋታን ያወረደ ነው። አላህ የሰማይና የምድር ስራዊት ሁሉ የሱ ብቻ ነው። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው። هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَبِاللَّهِ جُنُودٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

5. ወንድ አማኞችና ሴት ምዕመናትን በስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገንቶች በውስጣቸው ዘወታሪዎች ሲሆኑ ሊያስገባቸው፤ ከነርሱም ሐጢአቶቻቸውን ሊያብስላቸው (መካን ከፈተልህ)። ይህም ከአላህ ዘንድ የሆነ ታላቅ መታደል ነው። لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ قُورًا عَظِيمًا ﴿٥﴾

6. በአላህም ክፉ ጥርጣሬን ወንድ ተጣራጣሪ አስመሳዮችንና ሴት አስመሳዮችን ወንድ አጋሪዎችና ሴት አጋሪዎችን ያስቃይም ዘንድ (በትግል አዘዘ)። በእነርሱ ላይ ክፉ ከባቢ አለባቸው። በእነርሱ ላይ አላህ ተቆጣባቸው ረገማቸውም። ለእነርሱ ገሀነምን አዘጋጅላቸው። ገሀነም መመለሻነቷም ከፋች። وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَلَّ السَّوْءُ عَلَيْهِمْ دَائِرُهُ السَّوْءُ وَعَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾

7. ለአላህ የሰማያትና የምድር ሰራዊቶች አሉት። አላህ ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ ነው። وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيمًا حَكِيمًا ﴿٧﴾

8. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እኛ መስከሪ፤ አብሳሪና አስፈራሪ አድርገን በእርግጥ ላክንህ። إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾

9. በአላህ ልታምኑ። በመልዕክተኛውም ልታምኑ፤ ልትረዱትና ልታከብሩት፤ አላህንም በጠዋትና ከቀትር በኋላ ልታወድሱት (ላክንህ)። لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

10. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ ቃል ኪዳን የሚገቡህ ቃል ኪዳን የሚገቡት አላህን ብቻ ነው። የአላህ እጅ ከእጆቻቸው በላይ ነው። ያፈረሰም ሰው የሚያፈርሰው በነፍሱ ላይ ብቻ ነው። በእርሱ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ

ለይ አላህን ቃል ኪዳን የተጋበበትን የሞላ ሰው ታላቅ ምንዳ በእርግጥ ይሰጠዋል።

عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أُوْفِيَٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهُ فَسَوْؤُنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

11. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከዐረብ ዘላኖች መካከል እነዚያ ከዘመቻ ወደ ኋላ የቀሩት «ገንዘቦቻችንና ቤተሰቦቻችን አስቸግረውን ስለነበር ነውና (የቀረነው) ምህረትን ለምንልን» ይሉሃል። በልቦቻቸው ውስጥ የሌለውን ነገር በምላሳቸው ይናገራሉ። «አላህ እናንተን መጉዳትም ሆነ መጥቀም ቢፈልግ ከአላህ ለእናተ አንዳችን ለመከላከል የሚችል ማን ነው? በእውነቱ አላህ ለምትሰሩት ነገር ሁሉ ውስጠ አዋቂ ነው።» በላቸው።

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا قُلُوبُنَا بِأَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾

12. ይልቁንም መልዕክተኛውና ምዕመናኖቹ ወደየቤተሰቦቻቸው ፈጽሞ አለመመለሳቸውን እርግጠኞች (ተጠራጣሪዎች) ስለነበራቸው ነው። ይህም በልቦቻቸው ውስጥ ተሸለመላችሁ። መጥፎንም መጠርጠር ጠረጠራቸው ጠፊዎች ህዝቦችም ሆናችሁ።

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنَ يَنقَلِبَ الرُّسُلُ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾

13. በአላህና በመልዕክተኛው ላለመነ ሰው እኛ ለከላዲያን እሳትን አዘጋጅተናል።

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾

14. የሰማያትና የምድር ንግስና የአላህ ብቻ ነው። የሚፈልገውን ወደ ቀናው ይመራል። የሚፈልገውንም ሰው ይቀጣል። አላህ መሀሪና አዛኝ ነውና።

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَعْرِضُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٤﴾

15. ከጠላት የተማረኩትን ገንዘቦች ልትይዙ በሄዳችሁ ጊዜ እነዚያ ወደ ኋላ የቀሩት ሰዎች «ተውን እንከተላችሁ» ይሏችኋል። በዚህም የአላህን ቃል ሊለውጡ ይፈልጋሉ። «ፈጽሞ አትከተሉንም። ልክ እንደዚህችሁ ቃል የመሰለ ከዚህ በፊት አላህም ብሏል» በሏቸው። «ይልቁንም ትመቀኙናላችሁ» ይላሉም። በእውነት እነርሱም ጥቂትን እንጂ የማያውቁ ነበሩ።

سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَٰنِمٍ لِتَأْخُذُوهَا ذُرُوبًا نَّتَّبِعُكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ ٱللَّهِ قُلْ لَن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالِ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۖ فَسَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

16. ዘላኖች (ከአዕራቦች) ወደ ኋላ ለቀሩት (እንዲህ) በላቸው። «የብርቱ ጭካኔ ባለቤት ወደ ሆኑ ህዝቦች ውጊያ ወደ ፊት ትጠራላችሁ፤ ትጋደሏቸዋላችሁ። ወይም ይሰልማሉ ብትታዘዙም አላህ መልካም ምንዳን ይሰጣችኋል። ከአሁን በፊት እንደ ሸሻችሁ ብትሸሹ ደግሞ አሳማሚ ቅጣት ይቀጣችኋል።»

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعَةٌ ۖ إِلَىٰ قَوْمِ أُوْلَىٰ بِأَبْسٍ شَدِيدٍ ۖ تَقْتُلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۚ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾

17. (ሰዎች ሆይ!) በአይነስውር ላይ (ከዘመቻ በመቅረቱ) ኃጢአት የለበትም። በአንካሳ ላይም ኃጢአት የለበትም። በበሽተኛም ላይ ኃጢአት የለበትም። አላህንና መልዕክተኛውን የሚታዘዝ ሁሉ ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገነዞች ያስገባዋል። የሚያፈገፍገውንም ሁሉ አሳማማ ቅጣት ይቀጣዋል።

﴿١٧﴾

18. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከምዕመናኖቹ በዛሬቱ ስር ቃል ኪዳን በሚጋቡህ ጊዜ አላህ በእርግጥ ስራቸውን ወደደላቸው። በልቦቻቸውም ውስጥ ያለውን ዐውቀ። በነሱም ላይ እርጋታን አወረደ። ቅርብ የሆነንም መክፈት መነዳቸው።

﴿١٨﴾

19. ብዙዎች የተማረኩትን ገንዘቦች የሚወስዷቸው የሆኑን መነዳቸው። አላህም ሁሉን አሸናፊና ጥበበኛ ነው።

وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾

20. (አማኞች ሆይ!) አላህ ብዙዎቹን ምርኮዎች የምትወስዷቸው የሆኑን አላህ ቃል ገባላችሁ። ይህንንም ለእናንተ አስቸኮለላችሁ። ከናንተም የሰዎችን እጆች ሠበሰበላችሁ። ብታመሰግኑና ለአማኞችም መልዕክት እንድትሆን ቀጥተኛውን መንገድ ይመራችሁም ዘንድ ይህን አደረግንላችሁ።

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ۚ فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ ۚ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾

21. ሌላይቱንም በእርሷ ላይ ገና ያልቻላችኋትን አላህ ያወቃትን ለእናንተ አዘጋጅቷል። አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነውና።

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾

22. እነዚያም የካዱት (የመካ ሰዎች) በተዋጋችሁ ኖሮ ለሸት ጅርባዎችን ባዘሩ ነበር። ከዚያ ዘመድም ረዳትም አያገኙም።

وَلَوْ فَتَنَّاكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْذِبْرُتُمْ ۗ لَا يَجِدُونَ لِيَاً وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾

23. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ ያችን ከዚህ በፊት በእርግጥ ያላችፈውን ልማድ ደነገገ። ለአላህ ልማድ መቸም ለውጥን አታገኝም።

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۚ وَلَنْ نَّجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

24. እርሱ(አላህ) ያ በመካ ውስጥ በእነርሱ ላይ ካስቻላችሁ በኋላ እጆቻቸውን ከእናንተ ላይ እጆቻችሁንም ከእነርሱ ላይ የከለከለ ነው። አላህም የምትሰሩትን ነገር ሁሉ ተመልካች ነው።

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ۖ بِبَطْنِ مَكَّةَ ۚ مِن بَعْدِ ۚ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾

25. እነርሱ ማለት እነዚያ በአላህ የካዱ፤ ከተከበረው መስጊድም የከለከሏችሁ መስዋዕትንም የታሰረ ሲሆን ወደ ስፍራው እንዳይደርስ የከለከሉ ናቸው። የማታውቋቸው ወንድ አማኞችና ሴት ምዕመናት ከከተዲያኑ ጋር ባልነበሩ ኖሮና እናንተም ያለ እውቀት እነርሱን ረግጣችሁ ከእነርሱ (በኩል) መከፋት

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَالْهَدَىٰ مَعَكُوفًا ۚ أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُّؤْمِنَاتٍ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ ۚ أَنْ تَطَّعُوهُمْ ۚ فَتَصِيْبِكُمْ مِّنْهُمْ

የሚነካችሁ ባይሆን ኖሮ እጆቻችሁን ባላገድን ነበር። አላህም የሚፈልገውን ሰው በእዝነቱ ውስጥ ያስገባ ዘንድ (እጆቻችሁን አገደ)። በተለይ ኖሮ እነዚያን ከእርሱ ውስጥ በአላህ የካዱትን አሳማሚን ቅጣት በቀጣናቸው ነበር።

مَعْرَةً يُعَيِّرُ عَلِمٌ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٥﴾

26. እነዚያን በአላህ የካዱት ደራይቱን (እልህን) የመሀይምነቱን ደራ (እልህ) በልበቻቸው ውስጥ ባደረጉ ጊዜ በቀጣናቸው ነበር። አላህም በመልዕክተኛው ላይ እና በምዕመናኖቹ ላይ እርጋታውን አወረደ። መጠበቂያይቱንም ቃል አስያዛቸው። በእርሷም ተገቢዎች ባለቤቶቿም ነበሩ። አላህም በነገሩ ሁሉ አዋቂ ነው።

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٦﴾

27. ህልሙ እውነተኛ ሲሆን አላህ የፈለገ አንደሆነ ጸጥተኞች ሆናችሁ ራሳችሁን ላጭታችሁ አሳጥራችሁ የማትፈሩ ስትሆኑ የተከበረውን መስጊድ በእርግጥ ትገባላችሁ ያለውን ህልም አሏህ ለመልዕክተኛው (ለሙሀመድ) እውነት አደረገለት። አላህ (ከእርቁ) ከመመለሳችሁ ሂደት ያለው ቃችሁትንም ነገር አወቀ። እናም ከዚህ በፊት ቅርብን የመክፈት እርቅ አደረገ።

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ؕ ءَامِنِينَ مُخْلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٧﴾

28. እርሱ (አላህ) ያ መልዕክተኛውን (ነብዩ ሙሐመድን) በመሪ መጽሐፍና በእውነተኛ ሀይማኖት በሁሉ ላይ ሊያልቀው (የበላይ ሊያደርገው) የላከ ነው። መስካሪነትም አላህ በቃ።

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٨﴾

29. የአላህ መልዕክተኛ (ነብዩ) ሙሐመድ እና እነዚያም የእርሱ ጓደኞች በከላዲያን ላይ ብርቱዎች በመካከላቸው ተዛዛኞች ናቸው። አጎንባሾች፣ ሰጋጆች፣ ሆነው ታያቸዋል። ችሮታንና ውዴታን ሁልጊዜም ከአላህ ይፈልጋሉ። ምልክታቸው ከስጋዳቸው ፈለግ ስትሆን በፊታቸው ላይ ናት። ይህ በተውራት (የተነገረላቸው) ጸባዮቸው ነው። በኢንጅል ውስጥ የተጠቀሰው ምሳሌያቸው ደግሞ ቀንዘሉን እንደ አወጣ አዝመራና (ቀንዘሉን) እንዳበረታው እንደ ወፍራምና ገበሬዎቹን የሚያስደነቅ ሆኖ አገዳዎቹ ላይ ተስተካክሎ እንደቆመ (አዝመራ) ነው። ያበረታቸውና ከላዲያን በእርሱ ሊያሰቆጭ ነው። አላህ እነዚያን በእሱ ያመኑትንና ከእነርሱ በጎዎችን ተግባራት የሰሩትን ሁሉ ምህረትንና ታላቅ ምንዳን ቃል ገበቶላቸዋል።

فُحَمَّدٌ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ؕ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۗ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩﴾

ሱረቱ አል ሑጅራት

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! በአላህና በመልዕክተኛው ፊት ነፍሶቻችሁን አታስቀድሙ:: አላህንም ፍሩ:: አላህ ለሚባለው ሁሉ ሰሚ ለሚፈጸመው ነገር ሁሉ አዋቂ ነውና::

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

2. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ድምፆቻችሁን ከነብዩ ድምጽ በላይ ከፍ አታድርጉ:: ከፊላችሁ ለከፊሉ እንደሚጮህም ሁሉ በንግግር ለርሱ ስትናገሩ አትጮሁ:: እናንተ የማታውቁ ስትሆኑ ስራዎቻችሁ እንዳይበላሹ (ከዚህ ተከልከሉ)::

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ ۗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

3. እነዚያ በአላህ መልዕክተኛ ዘንድ ድምፆቻቸውን ዝቅ የሚያደርጉ እነዚህ እነዚያ አላህ ልቦቻቸውን ለፍርሃት የፈተናቸው ናቸው:: ለእነርሱም ምህረትና ታላቅ ምንዳ አለላቸው::

إِنَّ الَّذِينَ يُعْضَوْنَ ءَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾

4. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ ከመኖሪያ ክፍሎቹ ውጭ ሆነው የሚጠሩህ አብዛሀኞቻቸው አያውቁም::

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

5. ወደ እነርሱም እስክትወጣ ድረስ ዝምብለው በታገሱ ኖሮ ለእነርሱ በላጭ በሆነ ነበር:: አላህም እጅግ መሀሪና አዛኝ ነውና::

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

6. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ነገረኛ ወሬ ቢያመጣላችሁ በስህተት ላይ ሆናችሁ ህዝባችሁን እንዳትጎዱና ከዚያም በሰራችሁት ነገር ላይ ተጸፃች እንዳትሆኑ አረጋግጡ::

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُكُمْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَنِيمِينَ ﴿٦﴾

7. በውስጣችሁም የአላህ መልዕክተኛ መኖሩን እውቁ:: ከነገሩ በብዙው ነገሮች ቢከተላችሁ ኖሮ በእርግጥ በተቸገራችሁ ነበር:: ግን አላህ እምነትን ወደ እናንተ አስወደደ :: በልቦቻችሁም ውስጥ አስዋቀው:: ክህደትን፣ አመፅንና እምቢተኝነትንም ለናንተ የተጠላ አደረገ:: እነዚያ እምነትን የወደዱና ክሕደትን የጠሉ ሰዎች እነርሱ ትክክለኛ ቅዎቹ ናቸው::

وَأَعْمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾

8. ከአላህ በሆነው ችሮታና ጸጋ ሲሆን ቅዎች ናቸው:: አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው::

فَضَّلَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَ اللَّهُ وَكَافٍ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

9. ሁለት የምዕምናን ሱድኖች እርስ በእርስ ቢጋደሉ በመካከላቸው አስታርቁ። ከሁለት አንደኛይቱ በሌላኛይቱ ላይ ወሰን ብታልፍ ያችን ወሰን የምታልፈውን ወደ አላህ ትዕዛዝ እስከምትመጣ ድረስ ተጋደሏት፤ ብትመለስ ግን በመካከላቸው በትክክል አስታርቁ። በነገሩ ሁሉ አስተካክሉ። አላህ አስተካካዎችን ይወዳልና።



10. (አማኞች ሆይ!) ምዕመናኖች ወንድማማቾች ናቸውና በሁለት ወንድሞቻችሁ መካከል አስታርቁ። ይታዘንላችሁም ዘንድ አላህን ፍሩ።

11. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ወንዶች በወንዶች አይሰላቁ። ከእነርሱ የበለጡ ሊሆኑ ይከጀላልና። ሴቶችም በሴቶች አይሰላቁ። ከእነርሱ የበለጡ ሊሆኑ ይከጀላልና። ነፍሶቻችሁንም አታነውሩ በመጥፎ ሰሞችም አትጠራሩ። ከእምነት በኋላ መጥፎ ስም ከፋ። ያልተጸጸተ ሰው በእውነት እነርሱ በዳዎቹ ናቸው።

12. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ከጥርጣሬ ብዙን ራቁ። ከጥርጣሬ ከፊሉ ኃጢአት ነውና። ነውርንም አትከታተሉ። ከፊላችሁም ከፊሉን አይማው። አንደኛችሁ የወንድሙን ስጋ የሞተ ሆኖ ሊበላ ይወዳልን? (መብላቱን) ጠላችሁት (ሀሜቱንም ጥሉት)። አላህንም ፍሩ። አላህ ጸጸትን ተቀባይና አዛኝ ነውና።

13. እናንተ ሰዎች ሆይ! እኛ ከወንድና ከሴት ፈጠርናችሁ። እንድትተዋወቁም ጎሳዎችና ነገዶች አደረግናችሁ። አላህ ዘንድ በላጫችሁ በጣም አላህን ፈሪያችሁ ብቻ ነው። አላህ ግልጽን አዋቂ ውስጥንም አዋቂ ነው።

14. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የዐረብ ዘላኖች አምነናል አሉ። «አላመናችሁም ግን ሰልመናል በሉ እምነቱም በልበቻችሁ ውስጥ ገና ጠልቆ አልገባም። አላህንና መልዕክተኛውን ብትታዘዙ ከስራዎቻችሁ ምንም አይጎድልባችሁም። አላህ መሀሪና አዛኝ ነውና» በላቸው።



15. አማኞች እነዚያ በአላህና በመልዕክተኛው ያመኑትና ከዚያም ያልተጠራጠሩት በገንዘቦቻቸውና በነፍሶቻቸውም በአላህ መንገድ ላይ የታገሉት ሰዎች ብቻ ናቸው። እነዚያ እነርሱ እውነተኞቹ ናቸው።

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ نُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

16. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «አላህ በሰማያት ውስጥ ያለውንና በምድር ውስጥ ያለውን ሁሉ የሚያውቅ ሲሆን አላህን በሃይማኖታችሁ ታስታውቁታላችሁን?» በላቸው። አላህም በነገሩ ሁሉ አዋቂ ነው።


قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِبَيْدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

17. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በመስለማቸው ባንተ ላይ ይመፃደቃሉ። «በእስልምናችሁ በእኔ ላይ አትመጻደቁ። ይልቁንም አላህ ወደ ትክክለኛው እምነት ስለመራችሁ ፀጋውን ውሎላችኋል። እውነተኞች ብትሆኑ (መመፃደቅ የሚገባው ለአላህ) ብቻ ነው» በላቸው።

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ ۚ إَسْلَمْتُمْ بِاللَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿١٧﴾

18. አላህ የሰማያትንና የምድርን ሩቅ ሚስጥር ሁሉ ያውቃል። አላህ የምትሰሩትን ሁሉ ተመልካችም ነው።

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾



በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. ቃፍ ፤ በተከበረው ቁርኣን እምላላሁ። ق وَالْقُرْءَانَ الْمَجِيدِ ﴿١﴾
2. ይልቁንም ከእነርሱ መካከል የሆነ አስፈራሪ ስለ መጣላቸው ተደነቁ። ከሐዲያንም አሉ። «ይህ አስደናቂ ነገር ነው። بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾
3. «በሞትንና አፈር በሆንን ጊዜ እንመለሳለንን? ይህ ሩቅ የሆነ መመለስ ነው።» አሉ። أءَدَا مِثْنًا وَكُنَّا تَرَابًا ۗ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾
4. ከእነርሱ አካል ምድር የምታጎድለውን በእርግጥ አውቀናል። እኛም ዘንድ ጠባቂ መጽሐፍ አለ። قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۗ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حٰفِیْظٌ ﴿٤﴾
5. ይልቁንም ቁርኣን በመጣላቸው ጊዜ አስተባበሉ። እነርሱም በተምታታ ነገር ውስጥ ናቸው። بَلْ كَذَّبُوا بِآلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِیْجٍ ﴿٥﴾
6. ወደ ሰማይም ከበላያቸው ስትሆን ለእርሷ ምንም ቀዳዳዎች የሌሏቸው ሆነው እንዴት እንደገነባናትና በከዋክብት እንዳጌጥናት አልተመለከቱምን? أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمٰءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بُنِیْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾

7. ምድርም ዘረጋናት በእርሷም ውስጥ ጋራዎችን ጣልንባት :: በውስጧም ከሚያስደስት አይነት ሁሉ አበቀልን::

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾

8. ይህንን ያደረግነው ተመላሽ ለሆነ ባሪያ ሁሉ ለማሳየትና ለማስገንዘብ ነው::

تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾

9. ከሰማይም ብሩክን ውሃ አወረድን በእርሱም አትክልቶችንና የሚታጩድን አዝመራ ፍሬ አበቀልን::

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾

10. ዘንባባንም ረዣዥም ለእርሷ የተደራረበ እንቡጥ ያለት ስትሆን አበቀልን::

وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾

11. ለባሮቹ ሲሳይ ትሆን ዘንድ (አዘጋጀናት):: በእርሱም የሞተችን ሀገር ሕያው አደረግንበት:: ከመቃብር መውጣትም ልክ እንደዚሁ ነው::

رَزَقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾

12. ከእነርሱ በፊት የኑህ ህዝቦችና የረስስ ሰዎችም ሰሙድም አስተባበሉ::

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾

13. ዓድም ፈርዖንም የሉጥ ወንድሞችም፤

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾

14. የጫካው ባለቤቶችም የቱብበዕ ህዝቦችም ሁሉ መልዕክተኞችን አስተባበሉ:: ዛቻዎም ተረጋገጠባቸው::

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٤﴾

15. በመጀመሪያው መፍጠር ደከምን? በእውነቱ እነርሱ ከአዲስ መፍጠር በመጠራጠር ውስጥ ናቸው::

أَفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

16. ሰውንም ነፍሱ በሀሳቡ የምታጫውተውን የምናውቅ ስንሆን ፈጠርነው:: እኛም ከደም ጋኑ ጅማት ይበልጥ ወደ እርሱ ቅርብ ነን::

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلِمُ مَا نُنْسُوهُ بِهِ أَنْفُسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

17. ሁለት ቃል ተቀባዮች መላዕክት ከቀኝና ከግራ ተቀማጮች ሆነው በሚቀበሉ ጊዜ አስታውስ::

إِذْ يَتَلَفَّى الْمَتَلَفِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

18. ከቃል ምንም አይናገርም ከአጠገቡ ተጠባባቂ እና ዝግጁ የሆኑ መላዕክት ያሉበት ቢሆን እንጂ::

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

19. የሞትም መከራ እውነቱን ነገር ታመጣለች:: «(ሰው ሆይ!) ይህ ያ ከእርሱ ትሸሸው የነበርከው ነው» ይባላል::

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾

20. በቀንዱም ውስጥ ይነፋል:: ያ ቀን የዘቻው መፈጸሚያ ቀን ነው::

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾

21. ነፍስም ሁሉ ከእርሷ ጋር ነጅና መስካሪ ያለባት ሆና ትመጣለች::

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾

22. «ከዚህ ነገር በእርግጥ የዘነጋህ ነበርክ። ሽፋንህንም ካንተ ላይ ገለጥንልሁ። ስለዚህ ዛሬ ዓይንህ ስለታም ነው» (ይባላል)።

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

23. ቁራኛውም (መልዓካ) «ይህ ያ እኔ ዘንድ ያለው ቀራቢ ነው።» ይላል።

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي ﴿٢٣﴾

24. (አላህም ይላል)፡ «ሞገደኛ ከሐዲን ሁሉ በገሀንም ውስጥ ጣሉ።»

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾

25. «ለበጎ ስራ ከልካይ በዳይ ተጠራጣሪ የሆነን ሁሉ ጣሉ።»

مَنَاعَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ﴿٢٥﴾

26. «ያንን ከአላህ ጋር ሌላን አምላክ ያደረገውን በብርቱ ቅጣት ውስጥ ጣሉት» ይባላል።

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾

27. «ቁራኛው (ሰይጣን) ጌታችን ሆይ! እኔ አላሳሳትኩትም ግን ራሱ በሩቅ ስህተት ውስጥ ነበር» ይላል።

﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَعَيْتُهُ وَلَا كُنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾

28. (አላህም) ይላል፡ «ወደ እናተ ዛቻን በእርግጥ ያስቀደምኩ ስሆን እኔ ዘንድ አትጮቃጮቁ።»

بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾

29. «ቃሉ እኔ ዘንድ አይለወጥም እኔም ለባሮቹ ፈጽሞ በዳይ አይደለሁም» (ይላቸዋል)።

مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَىٰ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

30. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ለገሀንም «ሞላሽን?» የምንልበትንና (ገሀንምም) «ጮማሪ አለን?» የምትልበትን ቀን አስጠንቅቃቸው።

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾

31. ገነትም አላህን ለፈሩት ሁሉ ሩቅ ባልሆነ ስፍራ ትቀረባለች።

وَأَرْزِلْنِي الْجِنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾

32. (ይባላሉም) «ይህ ወደ አላህ ተመላሽና ህግጋቱን ጠባቂ ለሆነ ሁሉ የተቀጠራችሁት ነው።»

هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾

33. «አር-ረሀማንን በሩቅ ሆኖ ለፈራና በተመላሽ ልብ ለመጣ ትቀረባለች።»

مَنْ حَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ﴿٣٣﴾

34. «በሰላም ግቢታ ይህ የመዘውተሪያ ቀን ነው» (ይባላሉ)።

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾

35. ለእነርሱ በውስጡ ሲሆኑ የሚሹት ሁሉ አላቸው እኛም ዘንድ ጮማሪ አለ።

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾

36. ከእነርሱም (ከቁረይሾች) በፊት ከክፍለ ዘመናት ሀዝቦች በሀያልነት ከእነርሱ ይበልጥ የበረቱ ሆነው ማምለጫ ፍለጋ በየሀገሮቹ የመረመሩ ብዙዎችንም አጥፍተናል። ማምለጫ አለን?

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾

37. በዚሁ ውስጥ ልብ ላለው ወይም እርሱ በህሊናው ጅሮውን የሰጠ ሆኖ ወደ ሚነበብላት ጅሮውን ለጣለ ሰው ሁሉ ግሳጼ አለበት።
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

38. ሰማያትንና ምድርን በመካከላቸው ያለውንም ሁሉ በስድስት ቀናት ውስጥ በእርግጥ ፈጠርን። ድካምም ምንም አልነካንም።
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٣٨﴾

39. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በሚሉትም ላይ ታገስ ጌታህንም ከማመስገን ጋር ጸሐይ ከመውጣቷ በፊትና ከመገባቷም በፊት አጥራው።
 فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾

40. ከሌሊትም አጥራው፤ ከስግደቶችም በኋላዎች አጥራው።
 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾

41. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) (የሚነገርህን) አዳምጥም፤ ጠራው ከቅርብ ስፍራ በሚጠራበት ቀን ከመቃብራቸው ይወጣሉ።
 وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾

42. ጩኸቱን በእውነቱ የሚሰሙበት ቀን፤ ያ ሰዎች ከመቃብር የመውጫው ቀን ነው።
 يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾

43. እኛው ሕያው እናደርጋለን። እንገድላለንም። በመጨረሻም ጊዜ መመለሻው ወደ እኛ ብቻ ነው።
 إِنَّا نَحْنُ نُحْيِيهِ وَنُمِيتُهُ وَإِنَّا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾

44. የሚፈጥኑ ሆነው ምድር ከእነርሱ ላይ የምትሰነጣጠቅበት ቀን (የመውጫ ቀን ነው)። ይህ በእኛ ላይ ገር የሆነ መሰብሰብ ነው።
 يَوْمَ نَشْفُقُ الْأَرْضَ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾

45. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እኛ የሚሉትን ሁሉ አዋቂ ነን። አንተም በእነርሱ ላይ አሰገዳጅ አይደለህም። ስለዚህ ዛቻየን የሚፈራን ሰው ሁሉ በቁርኣን አስታውስ።
 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مِنَ يَخَافُ وَعَبِدِ ﴿٤٥﴾

ሱረቱ አዝ ዛሪያት

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. መበተንን በታኝ በሆኑት (ንፋሶች) እምላሊሁ ① وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوجًا
2. ከባድ ዝናብን ተሸካሚዎች በሆኑትም (ዳመናዎች)፤ ② فَالْحَمَلَاتِ وِقْرًا
3. ገር መንሻለልን ተንሻላዩች በሆኑትም (መርከቦች) እምላሊሁ። ③ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا
4. ጉዳይን ሁሉ አከፋፋዮች በሆኑትም (መላዕክት) እምላሊሁ። ④ فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا
5. የምተቀጠሩት ትንሳኤ እውነት ነው። ⑤ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ
6. (እንደየስራው) ዋጋን ማግኘትም የማይቀር ነው። ⑥ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوْعِقُ
7. የ(ከዋክብት) መንገዶች ባለቤት በሆነችው ሰማይ እምላሊሁ። ⑦ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ
8. እናንተ በተለያዩ ቃል ውስጥ ናችሁ። ⑧ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّتَّبَعٍ
9. ከእርሱ የሚዝዘር ሰው ይዝዘራል። ⑨ يُؤْفِكُ عَنْهُ مِنَ الْفِكِّ
10. በግምት የሚናገሩ ውሸታዎች ተረገሙ። ⑩ فُتِلَ الْخَرَّاصُونَ
11. እነዚያ እነርሱ በሚሸፍን ስህተት ውስጥ ዘንጊዎች የሆኑት። ⑪ الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَةٍ سَاهُونَ
12. የዋጋ መስጫው ቀን መቼ እንደሆነ ይጠይቃሉ። ⑫ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الَّذِينَ
13. (እነርሱ) በእሳት ላይ በሚፈተኑበት ቀን ነው። ⑬ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ
14. «መከራችሁን ቅመሱ ይህ ያ በእርሱ ትቻኮሉበት የነበራችሁት ነው» (ይባላሉ)። ⑭ ذُوقُوا فَتَنَّتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُونَ
15. አላህን ፈሪዎቹ በአትክልቶችና በምንጮች ውስጥ ናቸው። ⑮ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
16. ያንን ጌታቸው የሰጣቸውን ተቀባዮች ሆነው በገንት ውስጥ ይሆናሉ። እነርሱ ከዚህ በፊት መልካም ሰሪዎች ነበሩና። ⑯ عَاخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ
17. ከሌሊቱ ጥቂቱን ብቻ ይተኙ ነበር። ⑰ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
18. በሌሊቱ መጨረሻዎችም እነርሱ ምህረትን ይለምናሉ። ⑱ وَيَبْلُغُونَ أَسْحَارًا هُمْ يَسْتَعْجِرُونَ
19. በገንዘቦቻቸውም ውስጥ ለሌላውና ከልመና ለተከለከለም (በችሮታቸው) መብት አሉ። ⑲ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

20. በምድርም ውስጥ ለሚያረጋግጡ ሰዎች አያሌ ምልክቶች አሉ። وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾

21. (ሰዎች ሆይ!) በነፍሶቻችሁም ውስጥ አያሌ ምልክቶች አሉ። ታዲያ አትመለከቱምን? وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

22. ሲሳደቹሁም የምትቀጠሩት (ፍዳና ምንዳ) በሰማይ ነው። وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾

23. በሰማይና በምድር ጌታም እምላለሁ። እርሱ እናንተ እንደምትናገሩት ብጤ እርግጠኛ (እውነት) ነው። فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِمَّا تَكْفُرُونَ ﴿٢٣﴾

24. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የተከበሩት የኢብራሂም እንግዶች ወሬ መጥቶሃልን? هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾

25. በእርሱም ላይ በገቡና «ሰላም» ባሉት ጊዜ ምን እንደሆነ አስታውስ። ሰላም ግና ያልታወቃችሁ ህዝቦች ናችሁ አላችው። إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِّمًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٍ مُّنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾

26. ወደ ቤተሰቡም ተዘነበለና ወዲያውም የሰባ ወይፈን አመጣ። فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾

27. ከዚያ ወደ እነርሱ (አዘጋጅቶ) አቀረበውና «አትበሉም ወይ? አላችው። فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾

28. ከእነርሱ መፍራትን በልቡ አሳደረ። «አትፍራ» فَأَرْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَنْحَطِّ وَنَبِّرُوهُ يُغْلِمِ عَلَيْهِمْ ﴿٢٨﴾

29. ሚስቱም (በደስታ) እየጮኸች መጣች፤ ፊቷንም فَأَقْبَلَتْ أَمْرًا ۗ فِي صَرٍّ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾

30. እነርሱም «ጌታሽ 'እንዲሁ (ይሁን)' ብሏል። እነሆ እርሱ ጥበበኛና ሁሉን አዋቂ ነው» አሏት። قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

31. «እናንተ መልዕክተኞች ሆይ! ታዲያ ነገራችሁ ምንድን ነው?» አላችው። * قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾

32. እነርሱም አሉ። «እኛ ወደ አመጸኖች ህዝቦች ተልከናል። قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

33. «በእነርሱ ላይ ከጭቃ የሆኑ ድንጋዮችን ልንለቅባቸው ተላክን። لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾

34. «በጌታህ ዘንድ ለድንበር አላፊዎቹ በየስማቸው ምልክት የተደረገባት ስትሆን።» አሉ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾

35. ከምዕመናም በእርሷ በከተማቸው ውስጥ የነበሩትን አወጣን። فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾

36. በውስጧም ከአንድ ቤት ቤተሰቦች በስተቀር فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾

37. በውስጧም ለእነዚያ አሳማሚውን ቅጣት ለሚፈሩት ምልክትን አስቀረን።
وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

38. በሙሳ ወሬ ውስጥም ወደ ፈርዖን በግልጽ ማስረጃ በላክነው ጊዜ (ምልክትን አደረግን)።
وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

39. ከድጋፉ (ከሰራዊቱ) ጋርም ከእምነት ዞረ። «እርሱ ድግምተኛ ወይም እብድ ነው» አለ።
فَتَوَلَّىٰ بِرْكَيْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾

40. እርሱንም ሰራዊቱንም ያዘናቸው እርሱ ተወቃሽ ሲሆን በባህር ውስጥ ጣልናቸውም።
فَأَخَذْتَهُمْ وَجُوذُهُمْ فَتَبَدَّنَهُمْ فِي السَّيِّمِ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾

41. በዓድም በእነርሱ ላይ መካን (የሆነች) ንፋስን በላክን ጊዜ ምልክት አለ።
وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾

42. በላዩ ላይ የመጣችበትን ማንኛውንም ነገር እንደበሰበሰ አጥነት ያደረገችው ብትሆን እንጂ አትተወዷም።
مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرِّيمِ ﴿٤٢﴾

43. በሰሙድም ለእነርሱ «እስከ ጊዜ (ሞታችሁ) ድረስ ተጣቀሙ።» በተባሉ ጊዜ (ምልክት አለ)።
وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾

44. ከጌታቸው ትዕዛዝም ከሩ። እነርሱም እያዩ የጌታቸውን ምልክት አይታዩም።
فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْغَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾

45. መቆምንም አልቻሉም። እርዳታ የሚደረግላቸውም አልነበሩም።
فَمَا اسْتَظَلُّوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾

46. የኑህንም ህዝቦች (ከዚህ በፊት አጠፋን) እነርሱ አመጸኞች ህዝቦች ነበሩና።
وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلِٰنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

47. ሰማይንም በሀይል ገነባናት። እኛም በእርግጥ የምናስፋት ነን።
وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِينَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾

48. ምድርንም ዘረጋናት ምን ያማርንም ዘርጊዎች ነን።
وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ﴿٤٨﴾

49. ትገነዘቡም ዘንድ ከነገሩ ሁሉ ሁለት ተቃራኒ አይነትን ፈጠርን።
وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

50. ወደ አላህም ሽሹ እኔ ለእናንተ ከእርሱ ግልጽ አስጠንቃቂ ነኝ።
فَقُرُوءًا إِلَىٰ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

51. ከአላህም ጋር ሌላን አምላክ አታድርጉ። እኔ ለእናንተ ከእርሱ የተላኩ። ግልጽ አስፈራሪ ነኝና።
وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

52. ልክ እንደዚሁ እነዚያ ከእነርሱ በፊት የነበሩትን ከመልዕክተኛ ማንም አልመጣቸውም። «እርሱ ድግምተኛ ወይም እብድ ነው» ያሉ ቢሆን እንጂ።
كَذٰلِكَ مَا أَنَّىٰ لِلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رُّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

53. በእርሱ (በዚህ ቃል) አደራ ተባብረዋልን? ይልቁን እነርሱ ጥጋቦች ህዝቦች ናቸው።

أَتَوَّصَوْا بِبِعَاءِ بَلِّ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾

54. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከእነርሱም ዘወር በል (+ዋቸው)፤ አንተ ምንም ተወቃሽ አይደለህምና።

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾

55. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ገስጽም ግሳዴ አማኞችን ትጠቅማለችና።

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

56. ጋኔንና ሰውን ሊገዙኝ እንጂ ለሌላ አልፈጠርኳቸዋል።

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

57. ከእነርሱም ምንም ሲሳይን አልፈልግም። እንዲመግቡኝም አልፈልግም።

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿٥٧﴾

58. አላህ ሰጪና የብርቱ ሀይል ባለቤት ነውና።

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

59. ለእነዚያም ለበደሉት እንደ ዳደኞቻቸው ፋንታ ብጤ የቅጣት ፋንታ አለላቸው። ስለዚህ አያስቸኩሉኝ።

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾

60. ለእነዚያም ለካዲት ሰዎች ከዚያ ከሚቀጠሩት ቀናቸው ወደላቸው።

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٦٠﴾

ሱረቱ አጥ ጡር

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. በጡር (ጋራ)፤ እምላላሁ። وَالطُّورِ ١

2. በተጻፈው መጽሐፍም፤ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ٢

3. በተዘረጋው ብራና ላይ፤ فِي رَقٍ مَّنشُورٍ ٣

4. በደመቀው ቤትም፤ وَالنَّبِيِّتِ الْمَعْمُورِ ٤

5. ከፍ በተደረገው ጣራም፤ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥

6. በእሳት በተሞላው ባህርም እምላላሁ። وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ٦

7. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የጌታህ ቅጣት በእርግጥ ወዳቂ ነው (የማይቀር ነው)። إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٧

8. ለእርሱ ምንም ገፍታሪ የለውም። مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ٨

9. ሰማይ ብርቱ መዞርን በምትዞርበት ቀን (ይሆናል)። يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ٩

10. ተራራዎችም መሄድን በሚሄዱበት ቀን። وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا ١٠

11. ላስተባባዮችም ሁሉ ያን ጊዜ ወዮላቸው። فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ ١١

12. ለነዚያ ለእነርሱ በውሸት ውስጥ የሚጨወቱ ለሆኑት ሰዎች። الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ١٢

13. ወደ ገሀም እሳት በሀይል መገፍተርን በሚገፈቱበት ቀን يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَاً ١٣

14. «ይህች ያቺ በእርሷ ታስተባብሉባት የነበራችሁት እሳት ናት ይባላሉ»። هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٤

15. «ይህ (ፊት ትሉን እንደነበራችሁት) ድግምት ነውን? ወይስ እናንተ አታዩምን? أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٥

16. «ግቧት ታገሱም ወይም አትታገሱ በእናንተ ላይ እኩል ነው። የምትመነዱት ትሰሩት የነበራችሁትን ፍዳ ብቻ ነው» ይባላሉ። أَصْلَوْهَا فَأَصْبَرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦

17. አላህን ፈሪዎቹ በእርግጥ በገንቶችና በጸጋ ውስጥ ናቸው። إِنَّ الْمُنْتَفِقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ١٧

18. ጌታቸው በሰጣቸው ጸጋ ተደሳቾች ሆነው በገንት ውስጥ ናቸው። የገሀምንም ስቃይ ጌታቸው ጠበቃቸው። فَكَهِينٍ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقْنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ١٨

19. «ትሰሩት በነበራችሁት ምክንያት ተደሳቾች ሆናችሁ ብሉ ጠጡም» (ይባላሉ።) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩

20. በተደረደሩ አልጋዎች ላይ ተደጋፊዎች ሆነው በገነት ይኖራሉ። አይናጣዎች በሆኑ ነጭጭ ሴቶችም እናጠናዳቸዋለን።

مُتَكِّبِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَرَوَّحْتَهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ ﴿٢٠﴾

21. እነዚያም በአላህ ያመኑና ዝርያቸውም በእውነት የተከተለቻቸው ዝርያቸውን ከእነርሱ ጋር እናስጠጋቸዋለን። ከስራዎቻቸውም ምንም አናጎድልባቸውም። ሰው ሁሉ በሰራው ስራ ተጠያቂ ነው።

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

22. ከሚሹትም ሁሉ እሸትንና ስጋን እንጨምርላቸዋለን።

وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفُلْكِهَا وَلِحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

23. በውስጡ መጠጥን ይሰጣጣሉ። በውስጡ ውድቅ ንግግርና መወንጀልም የለም።

يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأَسَا لَّا لَعُوَ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ سُمْرٌ وَلَا حَنَاقٌ ﴿٢٣﴾

24. ለእነርሱም የሆኑ ወጣቶች ልክ የተሸፈነ ሉል መስለው በእነርሱ ላይ ለማሰላፍ ይዘዋወራሉ።

* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكَنُونٌ ﴿٢٤﴾

25. የሚጠያየቁ ሆነውም ከፊላቸው በከፊሉ ላይ ይዘራፈሱ።

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾

26. ይላሉም: «እኛ ፊት በቤተሰቦቻችን ውስጥ ከቅጣት ፈሪዎች ነበርን።

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾

27. «አላህ በእኛ ላይ ለገሰ። የመርዛም እሳት ቅጣትንም ጠበቀን።

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَدَابَ الْأَسْمُومِ ﴿٢٧﴾

28. «እኛ ከዚህ በፊት እንለምነው ነበርን። እነሆ እርሱ በጎ ዋይ አዛኝ ነውና» ይላሉ።

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

29. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) (ሰዎችን) አስታውስ አንተም በጌታህ ጸጋ ምክንያት ጠንቁይም እብድም አይደለህም።

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾

30. «ይልቁንም የሞትን አደጋ በእርሱ የምንጠባበቅበት የሆነ ባለ ቅኔ ነው» ይላሉን?

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴿٣٠﴾

31. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «ተጠባበቁ እኔም ከናንተ ጋር ከሚጠባበቁት ነኝ» ባላቸው።

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَرِبِينَ ﴿٣١﴾

32. አእምሮዎቻቸው በዚህ ተግባር ያዟቸዋልን? ወይስ በእውነቱ እነርሱ ወሰን አላፈህዝቦች ናቸው።

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَهْلُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾

33. ወይም «ቀጠፈው» ይላሉን? አይደለም። ይልቁንም አያምኑም።

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ لَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

34. እውነተኛችም ከሆኑ መሰሉ የሆነን ንግግር ያምጡ።

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾

35. ወይስ ያለ አንዳች ፈጣሪ ተፈጠሩን? ወይስ እነርሱ ፈጣሪዎች ናቸውን?

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾

36. ወይስ ሰማያትንና ምድርን ፈጠሩን? አይደለም፤ አያረጋግጡም። ﴿٣٦﴾

37. ወይስ የጌታህ ግምጃ ቤቶች እነርሱ ዘንድ ናቸው? ወይስ እነርሱ አሸናፊዎች ናቸው? ﴿٣٧﴾

38. ወይስ ለእነርሱ በእርሱ ላይ ከሰማይ የሚደግምጡበት መሰላል አላቸውን? (እንግዲያውስ) አድማጫቸው ሰማሁ የሚለውን ግልጽ አስረጂ ያምጡ። ﴿٣٨﴾

39. ወይስ ለእናንተ ወንዶች ልጆች እያሏችሁ ለእርሱ ሴቶች ልጆች አሉትን? ﴿٣٩﴾

40. ወይስ ዋጋን ትጠይቃቸዋለህን? በዚህም እነርሱ በእዳው የተከበዱ ናቸውን? ﴿٤٠﴾

41. ወይስ ሩቁ ሚስጢር እነርሱ ዘንድ በመሆኑ እነርሱ ይደፋሉን? ﴿٤١﴾

42. ወይስ ተንኮልን (ባንተ) ይሻሉን? እነዚያም የካዱት የተተነከለባቸው ናቸው። ﴿٤٢﴾

43. ወይስ ለእነርሱ ከአላህ ሌላ አምላክ አላቸውን? አላህ ከሚያጋሩት ሁሉ ጠራ። ﴿٤٣﴾

44. ከሰማይም ቁራጭን በእነርሱ ላይ ወዳቂ ሆኖ ቢያዩ ኖሮ «ይህ የተደራረበ ደመና ነው» ይሉ ነበር። ﴿٤٤﴾

45. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ያንንም በእርሱ የሚገደሉበትን ቀናቸውን እስከሚገናኙ ድረስ ተዋቸው። ﴿٤٥﴾

46. ተንኮላቸው ከእነርሱ ምንም የማይጠቅማቸውንና እነርሱም የማይረዱበትን ቀን እስከሚያገኙ ተዋቸው። ﴿٤٦﴾

47. ለእነዚያም ለበደሉትም ከዚህ ሌላ ቅርብ ቅጣት አለባቸው። ግን አብዛኞቻቸው አያውቁም። ﴿٤٧﴾

48. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ለጌታህ ፍርድም ታገስ። አንተ በጥበቃችን ስር ነህና። ጌታህንም በምትቆም ጊዜ ከማመስገን ጋር አጥራው። ﴿٤٨﴾

49. ከሌሊቱና በከዋክብት መደበቂያም ጊዜ (ንጋት ላይም) አጥራው። ﴿٤٩﴾

ሱረቱ አን ነጅም

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. በከከብ እምላላሁ በገባ ጊዜ፤ ﴿١﴾ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
2. (እናንተ የመካ ሰዎች ሆይ)፤ ባልደረባችሁ ሙሐመድ ከሐቅ አልተሳሳተም። አላፈነገጠም። ﴿٢﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ
3. ከልብ ወለድ ስሜቱም አይናገርም። ﴿٣﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
4. እርሱ (ንግግሩ) ከአላህ የተወረደ እንጂ ሌላ አይደለም። ﴿٤﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
5. ሀይለ ብርቱ የሆነው አስተማረው። ﴿٥﴾ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ
6. የእውቀት ባለቤት የሆነው። ከዚያም ላይ ሆኖ ተመቻች። ﴿٦﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ
7. በላይኛው አድማስ ላይ ሆኖ፤ ﴿٧﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ
8. ከዚያም (ነቢዩን) ቀረበው፤ በጣም ተጠጋውም። ﴿٨﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ
9. ከዚያም የሁለት ደጋን ጫፎች ያህል ወይም ከዚያም ባነሰ ርቀት ላይ ሆነም። ﴿٩﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ
10. እናም (አላህ) ለአገልጋዩ (ለሙሐመድ) ማውረድ የሻውን አወረደ። ﴿١٠﴾ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ
11. ያየውን ነገር ሁሉ ልቦናው አላስተባበለውም። ﴿١١﴾ مَا كَذَّبَ الْقُودُ مَا رَأَىٰ
12. ታዲያ (ከሐዲያን ሆይ!) በሚያየው ጉዳይ ላይ ትከራከሩታላችሁን? ﴿١٢﴾ أَفَتَمْرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ
13. እርግጥ በሌላይቱም መውረድ (ነቢዩ ሙሐመድ መልዕኩ ጂብሪልን) አይቶታል። ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ
14. ይኸውም ሲድረቱ አል-ሙንተሃ (የመጨረሻቱ ቁርቁራ) በተባለው ዓለም ላይ ነው። ﴿١٤﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ
15. እርሷ ዘንድ መኖርያ የሆነችው ገነት አለች። ﴿١٥﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ
16. (ቁርቁራይቱን) ሸፋኝ ነገር በሸፈናት ጊዜ (አየው)። ﴿١٦﴾ إِذْ يَغْشَىٰ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ
17. አይኑ አልተዘነበለም። ወሰንም አላለፈም። ﴿١٧﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ
18. ከጌታው ታላላቅ ተዐምራት በእርግጥ ተመለከተ። ﴿١٨﴾ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ عَابِدِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ
19. (ቁርባኞች ሆይ!) ለትንና ዑዛን አያችሁን? ﴿١٩﴾ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ
20. ስለ ሶስተኛዋ መናትም የምታውቁትን እስት ንገሩኝ። ﴿٢٠﴾ وَمَنَاةَ الْبَالِغَةَ الْأُخْرَىٰ
21. ለእናንተ ወንድ ወንድ ለእሱ ግን ሴት ሴት ታደርጋላችሁን። ﴿٢١﴾ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ

22. ይህ ተግባር አድሏዊ ክፍፍል ነው። يَلِكُ إِذَا قَسَمَهُ ضَيْرَى ۝۲۲

23. እነዚያ ጣዖታት እናንተና አባቶቻችሁ የሰየማችኋቸው ስሞች ብቻ እንጂ ሌላ አይደሉም። አለህ በእርሷ (መገዛት) ምንም ማስረጃ አለውረደም። ጣኡት አምላኪዎች ሁሉ ከጌታቸው የተለከላቸው ቅኑ መመሪያ እያለ የሚከተሉት ግን ጥርጣሬንና ስሜትን ብቻ ነው። إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ۝۲۳

24. የሰው ልጅ የፈለገውን ሁሉ ያገኛልን? أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ۝۲۴

25. መጪውን ዓለምም ሆነ የመጀመሪያው ዓለም የአለህ ብቻ ነው። فَلِلَّهِ الْأَخِرَةُ وَالْأُولَى ۝۲۵

26. በሰማያት ውስጥ ካሉ መላዕክት አለህ የሚሻውንና የሚወደውን ለሰው ያማልዱ ዘንድ ከፈቀደላቸው በኋላ እንጂ ምልጃቸው የማይፈይድ አያሌዎች ናቸው። *وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ۝۲۶

27. እነዚያ በመጪው ዓለም የማያምኑት መላዕክትን በእንስት ስም ይሰይማሉ። إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْتَوْفُونَ أَمْثَلِيكَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى ۝۲۷

28. ለእነርሱም በእርሱ እውቀት የላቸውም። እነርሱ የሚከተሉት ጥርጣሬን ብቻ ነው። ጥርጣሬ ደግሞ ሀቅን አይተካም። وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝۲۸

29. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከቁርአን አፈንግጦና የዚችን ዓለም ኑሮ እንጂ ሌላ ከማይመኝ ሰው እራስህን አሸሽ። فَاعْرُضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝۲۹

30. ይህ የእውቀታቸው ጣሪያ (መጫረሻ) ነው። ጌታህ ግን መንገዱን የሳተውን ሁሉ አዋቂ ነው። የተቀናውንም እንዲሁ አዋቂ ነው። ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَهْتَدَى ۝۳۰

31. በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ የአለህ ነው። እነዚያን ያጠፉትን በተግባራቸው ለመመንዳትና እነዚያን መልካም የሰሩትንም በመልካሚ (በገነት) ሊመነዳ ነው። وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَفُؤْا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ۝۳۱

32. እነርሱም ከጥቃቅን ጥፋቶች በቀር ከባባድ ወንጀሎችንና አጸያፊ ተግባሮችን የራቁ ናቸው። ጌታህ ምህረተ ሰፊ ነው። እርሱ ከምድር በፈጠራችሁ ጊዜም ሆነ በእናቶቻችሁ ማሕጸን ውስጥ ጽንሰት በሁናችሁበት ጊዜ ያውቃችኋል። ስለዚህ እራሳችሁን አታሞግሱ። እርሱ በትክክል የሚፈራውን ሰው ከሁሉም ይበልጥ አዋቂ ነው። الَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كِبِيرَ الْأَيْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى ۝۳۲

33. ያን ከእምነት የሸሸውን አየህን (እስቲ ንገረኝ)? أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۝۳۳

- 34. ጥቂትን ብቻ ሰጥቶ ያቋረጠውን፤ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ﴿٣٤﴾
- 35. ለመሆኑ የሚያውቀው የሩቅ ሚስጢር አለውና እርሱንም ያያልን? أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوْ يَرَى ﴿٣٥﴾
- 36. ወይስ በሙሳ ፀሁፍ ያለው አልተነገረውም? أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴿٣٦﴾
- 37. በኢብራሂም (ትእዛዛቱን) በፈፀመው ያለውስ አልተነገረውምን? وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٣٧﴾
- 38. ይኸዉም ወንጀለኛ ነፍስ የሌላውን ነፍስ ወንጀል በፍጹም አትሸከምም? أَلَا تَنزِيلُ وَارِزَّةٍ وَرَزَّ الْآخِرَى ﴿٣٨﴾
- 39. የሰው ልጅም የለፋበትን ብቻ እንጂ ሌላ የለውም? وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾
- 40. የሰራውም ሁሉ ወደ ፊት ይታያል? وَأَنْ سَعَيْهِ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾
- 41. ከዚያም ጌታው ሙሉ ምንዳውን ይመነዳዋል? ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾
- 42. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የሁሉም መጨረሻው ወደ ጌታህ ብቻ ነው? وَأَنْ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴿٤٢﴾
- 43. እርሱ ያ ያሳቀና ያስለቀሰ ነው? وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿٤٣﴾
- 44. እርሱ ያ የገደለና ሕያው ያደረገም ነው? وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾
- 45. እርሱ ያ ጥንድን፤ ወንድንና ሴትን የፈጠረ ነው? وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٤٥﴾
- 46. ይኸዉም ከፍትወት ጠብታ በማሕጸን ውስጥ በምትፈሰስ ጊዜ ነው? مِنْ نُطْقَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴿٤٦﴾
- 47. ሌላውን ማስገኘትም በእርሱ ላይ ነው? وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَى ﴿٤٧﴾
- 48. እርሱ ያ ሀብትን የሰጠና ያብቃቃ ነው? وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَى وَأَقْنَى ﴿٤٨﴾
- 49. እርሱ የሺዕራ ጌታ ነው? وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ﴿٤٩﴾
- 50. እርሱ የቀድሞ ሰዎችን የኣድ ሕዝቦችንም አጠፋ? وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ﴿٥٠﴾
- 51. ሰሙድንም አጠፋ? አንድንም አላስቀረም? وَسُودًا فَمَا أَبْقَى ﴿٥١﴾
- 52. በፊትም የኑህን ህዝቦች አጥፍቷል? እነርሱ እጅግ ቆይተው ነበሩ? وَقَوْمٌ نُّوحٌ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ ﴿٥٢﴾
- 53. የተገለበጡትንም ደፋ? وَأَطْعَى ﴿٥٣﴾
- 54. ባሽፈናት ሸፈናት? وَأَطْعَى ﴿٥٤﴾
- 55. (የሰው ልጅ ሆይ)፤ ከጌታህ ጸጋዎች በየትኛው ነው የምትጠራጠረው? فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ﴿٥٥﴾
- 56. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህ ከቀድሞዎቹ አስጠንቃቂዎች አንዱ ነው? هَذَا نَذِيرٌ مِنَ التَّنذِرِ الْأُولَى ﴿٥٦﴾

- 57. ቀራቢቱም ቀረቦች። أَرَقِبْتَ الْأَرْقَةَ ٥٧
- 58. ከአላህ በስተቀር ገላጭ የላትም። لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ٥٨
- 59. በዚህ ዘገባ ትደነቃላችሁን? أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٥٩
- 60. ትስቃላችሁን? አታለቅሱምን? وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ٦٠
- 61. እናንተ ዘወትር ዘንጊዎች ናችሁን? وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ ٦١
- 62. ለአላህ ስገዱ በብቸኝነትም አምልኩትም። فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ٦٢

ሱረቱ አል ቀመር

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

- 1. የትንሳኤ ቀን ተቃረበ። ጨረቃም ተገመሰ። أَفْتَرَبْتَ السَّاعَةَ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرَ ١
- 2. ከሓዲያን ተዐምርን ቢያዩም እንቢ ብለው ከላላው ስርገጥ ይዘራሉ። «ይህ ዘውታሪ ድግምት ነው» ይላሉ። وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ٢
- 3. አስተባባሉም ። ዝንባሌዎቻቸውንም ተከተሉ። وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ٣
ነገርም ሁሉ (ወሰን አለው) ረገ ነው።
- 4. ከዜናዎቹ በእርሱ ውስጥ መገሰጫ የሚሆን ነገር ያለበት በእርግጥ መጣላቸው። وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ٤
- 5. ሙሉ ከሆነ ጥበብ (መጣላቸው)። ግን አስፈራሪዎች (ለማያምኑት) አይፈይዱም። حِكْمَةً بَلِغَةً فَمَا تَغِي النَّوْذَرُ ٥
- 6. (መልዕክተኞችን ሙሉም ሆይ!) ከእነርሱም ተውና ዙር። (ይልቁንስ) ጠሪው መልዕክ ወደ አስደንጋጭ ነገር የሚጠራበትን ቀን አስታውስ። فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكْرٍ ٦
- 7. ዓይኖቻቸው ያቀረቀሩ ሆነውና ፍጹም የተበተኑ አንበጣ መስለው ከየመቃብሮቻቸው ይወጣሉ። خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ ٧
كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ
- 8. ወደ ጠሪው አንገቶቻቸውን ሳቢዎችና ቸኪዎች ሆነው ይወጣሉ። ከሓዲያን ያን ጊዜ «ይህ ብርቱ ቀን ነው» ይላሉ። مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ ٨
- 9. ከእነርሱ በፊት የ(ነብዩ) ኑህ ህዝቦች አስተባበሉ። ባሪያችንንም ኑህን አስተባበሉ። «ዕብድ ነዉም» አሉት። ተገላመጡም። * كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبَدَنَا ٩
وَقَالُوا مُجُنُّونَ آرَادَ جَرٌّ
- 10. «ጌታውንም እኔ የተሸነፍኩ ነኝና እርዳኝ» ሲል ተጣራ። فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرُ ١٠
- 11. ወዲያውም የሰማይን ደጃፎች በሚንባቢ ውሃ ከፈትን። فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ١١

12. የምድርንም ምንጮች በሃይል አፈነዳን።
 የሰማይና የምድሩ ውሃውም ቀድሞ በተወሰነ ሁኔታ
 ላይ ተገናኘ።

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ
 قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

13. ባለ ብዙ ሳንቃዎችና ባለ ብዙ ሚስማሮች
 በሆነቸው ታንኪ ላይም ጫንነው።

وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَلْوَجِ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾

14. በጥበቃችን ስር ሆና ትንሻለላለች። ተክዶ ለነበረ
 ሰው ምንዳ ይህን ሰራን።

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنِ كَانَ كُفْرٍ ﴿١٤﴾

15. ተዓምር አድርገንም በእርግጥ ተውናት።
 ተገሳጭ አለን?

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٥﴾

16. ቅጣቴና ማስጠንቀቂያዎቼስ እንዴት ነበሩ?
 فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿١٦﴾

17. ቁርኣንን ለመገንዘብ በእርግጥ አገራነው።
 ተገንዛቢ አለን?

وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكَرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٧﴾

18. የዓድ ህዝቦች አስተባባሉ። ቅጣቴና
 ማስጠንቀቂያዎቼስ እንዴት ነበሩ፤

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿١٨﴾

19. እኛ በእነርሱ ላይ ዘወትር መናጢ በሆነ ቀን
 በኃይል የምንትሻሻ ነፋስን ላክንባቸው።

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ
 نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾

20. ሰዎችንም ልክ ከስሮቻቸው እንደተገለሰሱ
 የዘንባባ ግንዶች መስለው ከየተደበቁበት
 ትንቅላቸዋለች።

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾

21. ቅጣቴና ማስጠንቀቂያዎቼስ እንዴት ነበሩ?
 فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿٢١﴾

22. ቁርኣንንም ለማስታወስ በእርግጥ አገራነው።
 ተገሳጭ አለን?

وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكَرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٢٢﴾

23. የሰሙድ ህዝቦች በአስፈራሪዎቹ አስተባባሉ።
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾

24. (እንዲሁም) አሉ: «ከእኛ የሆነን አንድን ሰው
 እንከተለዋለን? እኛ ያ! ጊዜ በስህተትና በእብደት
 ውስጥ ነን አሉ።

فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِدَا لَفِي
 ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

25. «ከእኛ መካከል በእርሱ ላይ ብቻ ማስገንዘቢያ
 ራዕይ ተጣለለትን? አይደለም እርሱ ውሸታም ኩሩ
 ነው» አሉ።

أَلَمْ لَقِيَ الذَّكَرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ
 أَشِرٌّ ﴿٢٥﴾

26. ውሸታሙ ኩሩው ማን እንደሆነ ነገ በእርግጥ
 ያውቃሉ።

سَيَعْلَمُونَ عَدَا مِنِ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ ﴿٢٦﴾

27. እኛ ሴት ግመልን ለእነርሱ መፈተኛ ትሆን ዘንድ
 ላኪዎች ነን። ተጠባባቂዎቻችንም ታገስም።

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَأَرْقَبْنَهُمْ
 وَأَصْطَبِرُ ﴿٢٧﴾

28. ውሃውም በመካከላቸው የተከፈለ መሆኑን
 ንገራቸው። ከውሃ የሆነ ፈንታ ሁሉ በየተራ
 የሚጣዱት ነው።

وَنَبِّهْنَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلِّ شَرِبٍ
 فَحَتَّضَرُ ﴿٢٨﴾

29. ጓደኛቸውንም ጠሩት። ወዲያውም (ሰይፉን) ተቀበለ። ወጋትም። فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۝٢٩

30. ቅጣቴና ማስጠንቀቂያዎቼን እንዴት ነበሩ? فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنُذِرِ ۝٣٠

31. እኛ በእነርሱ ላይ አንዲትን ጩኸት ላክንባቸው። ወዲያውም ከበረት አጣሪ (አጥር) እንደ ተሰባበረ እርጋፊ ሆኑ። إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۝٣١

32. ቁርኣንን ለመገንዘብ አገራነው። ተገሳጭ አለን? وَلَقَدْ بَيَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝٣٢

33. የ(ነብዩ) ሉጥ ህዝብ በአስፈራሪዎቹ አስተባበሉ። كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذُرِّ ۝٣٣

34. እኛ በእነርሱ ላይ ጠጠርን ያዘለች ነፋስ ላክን። የሉጥ ቤተሰቦች ብቻ ሲቀሩ እነርሱንስ በሌሊት መጨረሻ ላይ አዳንናቸው። إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آءَالَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ۝٣٤

35. ከእኛ በሆነ ጸጋ አዳናቸው። ልክ እንደዚሁ ያመሰገነን ሰው እንመነዳለን። بِعَمَةٍ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۝٣٥

36. ብርቱ አያያዛችንን በእርግጥ አስጠነቀቅናቸው። በማስጠንቀቂያዎቼም ተከራከሩ። وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالَّذُرِّ ۝٣٦

37. ከእንግዶቹም እንዲያስመቻቸው ደጋግመው ፈለጉት። ወዲያውም ዓይኖቻቸውን አበስን። ቅጣቴንና ማስጠንቀቂያዎቼን ቅመሱ አልናቸው። وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ صَيْفِيهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ۝٣٧

38. በማለዳም ዘወታሪ የሆነ ቅጣት በእርግጥ ማለደባቸው። وَلَقَدْ صَبَّبْهُمْ بِكُرَّةٍ عَذَابٍ مُسْتَقِرًّا ۝٣٨

39. ቅጣቴንና ማስጠንቀቂያዎቻችንም ቅመሱ ተባሉ። فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ۝٣٩

40. ቁርኣንንም ለመገንዘብ በእርግጥ አገራነው። ተገሳጭ አለን? وَلَقَدْ بَيَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝٤٠

41. የፈርዖንን ቤተሰቦችም ማስጠንቀቂያዎች በእርግጥ መጧቸው። وَلَقَدْ جَاءَ آءَالَ فِرْعَوْنَ الذُّرُّ ۝٤١

42. በተዓምራታችንም በሁሏም አስተባበሉ። የብርቱ ቻይንም አቀጣጥ ቀጠናቸው። كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ۝٤٢

43. የእናንተ ከተዲያኖቻችሁ ከእነዚያችሁ በላጮች ናቸውን? ወይስ ለእናንተ በመጽሐፎች ውስጥ በተለየ የተነገረ ነፃነት አላችሁ? أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَادِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝٤٣

44. ወይስ «እኛ የተረዳን ክምቹዎች ነን» ይላሉ? أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ ۝٤٤

45. ክምቹዎቹ በእርግጥ ድል ይመታሉ። ጅርባዎቻቸውንም ያዘራሉ። سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝٤٥

46. ይልቁንም ሰዓቲቱ ትንሳኤ ቀጠሯቸው ናት። *بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ*
ሰዓቲቱም በጣም የከበደችና የመረረች ናት። ﴿٤٦﴾

47. አመጸኞች በስህተትና በእሳቶች ውስጥ ናቸው። *إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ* ﴿٤٧﴾

48. በእሳት ውስጥ በፊታቸው በሚጎተቱበት ቀን የሰቀረን (የገሀነምን) ቅጣት መንካትን ቅመሱ ይባላሉ። *يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ* ﴿٤٨﴾

49. እኛ ሁሉን ነገር በልክ ፈጠርነው። *إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ* ﴿٤٩﴾

50. ትዕዛዞችንም እንደ ዓይን ቅጽበት የሆነች አንዲት ቃል እንጂ ሌላ አይደለችም። *وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمِجٍ بَالْبَصَرِ* ﴿٥٠﴾

51. ብጤዎቻችሁንም በእርግጥ አጠፋን፤ ተገሳጭ *وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَدَكِرٍ*
አለን? ﴿٥١﴾

52. የሰሩትም ነገር ሁሉ በመጽሐፎች ውስጥ ነው። *وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ* ﴿٥٢﴾

53. ትንሹም ትልቁም ሁሉ የተፃፈ ነው። *وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ* ﴿٥٣﴾

54. አላህን ፈሪ የሆኑ ሰዎች ሁሉ በአትክልቶችና በወንዞች ውስጥ ናቸው። *إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ* ﴿٥٤﴾

55. እነርሱም (ውድቅ ቃልና መውወንጀል በሌለበት) በእውነት መቀመጫ ውስጥ ላይ ከሆነው ንጉስ አላህ ዘንድ ናቸው። *فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ* ﴿٥٥﴾

ሱረቱ ኦር ረሕማን

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ኦር-ረህማን ① الرَّحْمَنُ
2. ቁርኣንን አስተማረ:: ② عَلَّمَ الْقُرْآنَ
3. ሰውን ፈጠረ:: ③ خَلَقَ الْإِنْسَانَ
4. መግለፅንም አስተማረው:: ④ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ
5. ጸሐይና ጨረቃ በተወሰነ (በየሂሳባቸው) ልክ ይሄዳሉ:: ⑤ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ
6. የሰማይ ከዋክብትና የምድር ዛፎችም ለእርሱ ይሰግዳሉ:: ⑥ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ
7. ሰማይንም ከፍ አደረጋት:: የትክክለኛነትን ሚዛንንም አስቀመጠ:: ⑦ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
8. በሚዛን ስትመዝኑም እንዳትበድሉ:: ⑧ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
9. መመዘንንም በትክክል መዝኑ:: ስትመዝኑም ወላ ጠጃታሉ:: ⑨ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
10. ምድርንም ለፍጡር አደላደላት:: ⑩ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
11. በውስጡ እሸትም ባለ ሽፍን የሆኑ ዘንባባዎችም ያሉባት ስትሆን፤ ⑪ فِيهَا فَكَيْهَةٌ وَالْتَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ
12. ባለቅርፊት ቅንጣትና ባለ መልካም መዓዛ ቅጠሎችም ያሉባት ስትሆን፤ ⑫ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ
13. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች መካከል በየትኛው ታስተባብላላችሁ? ⑬ فَبِأَيِّ آءِآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
14. ሰውን እንደ ሸክላ ከሚቅጩለጩል ደረቅ ጭቃ ፈጠረው:: ⑭ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْعَفْخَارِ
15. ጂንንም ከጭስ አልባ የእሳት ነበልባል ፈጠረው:: ⑮ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ
16. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? ⑯ فَبِأَيِّ آءِآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
17. የሁለቱ ምስራቆችና የሁለቱ ምዕራቦች ጌታ ነው:: ⑰ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ
18. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? ⑱ فَبِأَيِّ آءِآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
19. ሁለቱም ባህሮች የሚገናኙ ሲሆኑ ለቀቃቸው:: ⑲ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
20. እንዳይዋሀዱ በመካከላቸው የማይታይ መጋረጃ አለ:: አንዱ በሌላው ላይ ወሰን አያልፏል:: ⑳ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ

21. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آءَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾

22. ሉልና መርጃን የተባሉት ማዕድናት ከሁለቱ (ባህሮች) ይወጣሉ:: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

23. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آءَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾

24. እንደ ጋራዎች ሆነው በባህር ውስጥ የተሰሩት ተንሻላዮችም (ታንኳዎች) የእርሱ ናቸው:: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾

25. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آءَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾

26. በእርሷ (በምድር) ላይ ያለው ሁሉ ጠፊ ነው:: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

27. የልቅና እና የልወገና ባለቤት የሆነው የጌታህ ፊት ብቻ ይቀራል (አይጠፋም):: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

28. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آءَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾

29. በሰማያትና በምድር ውስጥ ያሉት ሁሉ ይለምኑታል:: በየቀኑ ሁሉ እርሱ በስራ ላይ ነው:: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾

30. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آءَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾

31. እናንተ ሁለት ከባዶች (ሰዎችና ጌኖች) ሆይ! ለእናንተ መቆጣጠር በእርግጥ እንገኛለን:: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ﴿٣١﴾

32. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آءَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾

33. የአጋንንትና የሰው ስብስቦች ሆይ! ከሰማያትና ከምድር ቀበሌዎች መውጣትን ከቻላችሁ ውጡ:: በአላህ ስልጣን እንጂ አትወጡም:: يَمَعَشَرِ الْجَيْنِ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَعْظَمْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾

34. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آءَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾

35. በሁለታችሁም ላይ ከእሳት ነበላባልና ጭስን ይላክባችኋል:: ሁለታችሁም ድል አታደርጉም:: يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾

36. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ !) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آءَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾

37. ሰማይ በተሰነጠቀችና እንደጽጌረዳ እንደታረበ ቆዳ በሆነች ጊዜ (ጭንቁን ምን አበረታው):: فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءَ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾

- 38. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾

- 39. በዚያ ቀን ሰዉም ጁንም ከሐጢአት ታወቅሃለህ። فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾

- 40. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾

- 41. ከሐዲያን በምልክታቸው ይታወቃሉ። ከዚያ አናቶቻቸውንና እግሮቻቸውን ይያዛሉ። يُعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَفْئَامِ ﴿٤١﴾

- 42. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾

- 43. "ይህች ያቺ አመጸኞች በእርሷ ያስተባብሉባት የነበረችው ገሀነም ናት" (ይባላሉ)። هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمَجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾

- 44. በእርሷና በጣም ሞቃት በሆነ ፍል ውሃ መካከል ይመላለሳሉ። يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴿٤٤﴾

- 45. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾

- 46. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታዉም ፊት መቆምን ለፈረ ሰው ሁሉ ሁለት ገንቶች አሉት። وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٤٦﴾

- 47. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾

- 48. የቀንዘሎች ባለቤቶች የሆኑ ገንቶች፤ ذَوَاتَا أَفْتَانٍ ﴿٤٨﴾

- 49. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾

- 50. በሁለቱ ውስጥ የሚፈሱ ሁለት ምንጮች አሉ፤ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾

- 51. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾

- 52. በሁለቱ ውስጥ ከየፍራፍሬው ሁለት ዓይነቶች (እርጥብና ደረቅ) አሉ፤ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾

- 53. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾

- 54. የውስጥ ጉዝጉዛቸው ከወፍራም ሀር በሆኑ ምንጣፎች ላይ የተመቻቸ ሲሆን ይንፈላሰሳሉ፤ የሁለቱም ገንቶች ፍሬ ለለቃሚ ቅርብ ነው። مُتَّكِبِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَّائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾

- 55. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾

56. በውስጣቸው ከባሎቻቸው በፊት ሰዉም ጁንም
 ያልዳሰሰቸው (ያልገሰሰቸው) ዓይኖቻቸውን
 (በባሎቻቸው ላይ ብቻ) አሳጣሪዎች ሴቶች አሉ።
 فِيهِنَّ قَصِرَتِ الظَّرْفُ لَمْ يَظْمِنَهُنَّ إِنْسٌ
 قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٥٦﴾

57. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች
 በየትኛው ታስተባብላላችሁ?
 فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾

58. ልክ የያቁትንና የመርጃንን ማዕድናት
 ይመስላሉ።
 كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾

59. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች
 በየትኛው ታስተባብላላችሁ?
 فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾

60. የበጎ ስራ ዋጋ በጎ እንጂ ሌላ ነውን?
 هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾

61. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች
 በየትኛው ታስተባብላላችሁ?
 فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾

62. ከሁለት ገንቶች ሌላም ሁለት ገንቶች አሉ።
 وَمِنْ ذُنُوبِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾

63. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች
 በየትኛው ታስተባብላላችሁ?
 فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾

64. ከልምላማዎቻቸው የተነሳ ወደ ጥቁረት ያዘነበሉ
 ናቸው።
 مُدْهَمَّتَانِ ﴿٦٤﴾

65. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች
 በየትኛው ታስተባብላላችሁ?
 فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾

66. በውስጣቸው ሁለት የሚንፈሩ ምንጮች አሉ።
 فِيهِمَا عَيْنَانِ تَصَاحَتَانِ ﴿٦٦﴾

67. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች
 በየትኛው ታስተባብላላችሁ?
 فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾

68. በውስጣቸው ፍራፍሬ ዘንባባና ሩማን አሉ።
 فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾

69. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች
 በየትኛው ታስተባብላላችሁ?
 فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾

70. በውስጣቸው ጸባዩ መልካሞችና መልክ ውብ
 ሴቶች አሉ።
 فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾

71. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች
 በየትኛው ታስተባብላላችሁ?
 فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾

72. በድንኳኖች ውስጥ የተጨገሉ የዓይኖቻቸው
 ጥቁረትና ንጣት ደማቅ የሆኑ ናቸው።
 حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

73. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች
 በየትኛው ታስተባብላላችሁ?
 فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾

74. ከእነርሱ በፊት ሰዉም ሆነ ጃን አልዳሰሰቸውም
 (አልገሰሰቸውም) ።
 لَمْ يَظْمِنَهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٧٤﴾

75. (ሰዎችና ጌኖች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች
 በየትኛው ታስተባብላላችሁ?
 فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾

76. በሚያረገርጉ አረንጓዴ ምንጣፎችና በሚያማምሩ ስጋጃዎች ላይ የተደለደሉ ሲሆኑ ይቀመጣሉ።

مُتَّكِعِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

77. (ሰዎችና ጋኔዎች ሆይ!) ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ታስተባብላላችሁ?

فِي أَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

78. የግርማ የመከበር ባለቤት የሆነው ጌታህ ስም ለቀ።

تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ሱረቱ አል ዋቂዓህ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. ተጨባጩቱ (ቂያማ) እውን በሆነች ጊዜ፤

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

2. (ቂያማ) እውን ለመሆኗ አንዲትም አስተባባይ ነፍስ የለችም።

لَيْسَ لَوْعَتِهَا كاذِبَةٌ

3. እርሷ (ገሚሱን) ዝቅ አድራጊና (ገሚሱን) ደግሞ ከፍ አድራጊ ናት።

خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ

4. ምድር መናወጥን በተናወጠች ጊዜ።

إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا

5. ተራራዎች (እንደተፈጨ ዱቄት) መፈረፈርን በተፈረፈሩ ጊዜ።

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا

6. የተበተነ ብናኝ በሆኑም ጊዜ።

فَكَانَتْ هَبَاءً مُتَّبِنًا

7. እናንተ (ሰዎች) ሶስት ዓይነቶችም በሆናችሁ ጊዜ (ገሚሱን ዝቅ እና ገሚሱን ከፍ ታደርጋለች)።

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً

8. እናም በዚያ ቀን የቀኝ ጓዶች ለመሆን የበቁ ሁሉ ምን (የተከበሩ) የቀኝ ጓዶች ናቸው።

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

9. የግራ ጓዶች ምን (የተዋረዱ) የግራ ጓዶች ናቸው።

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ

10. እነዚያ (ለበጎ ስራ) ቀዳሚዎች የሆኑ ሁሉ (ለገነትም) ቀዳሚዎች ናቸው።

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

11. እነዚያ (በአላህ ዘንድም) ባለሚሎች ናቸው

أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

12. በመደሰቻ ገንቶች ውስጥ ሲሆኑ

فِي جَنَّتِ الْعَعِيمِ

13. (የዚህ እድል ባለ ቤቶች) ከፊተኞቹ ብዙ ቡድኖች ናቸው።

ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولِيَيْنِ

14. ከኋለኞቹ ግን ጥቂቶች ናቸው።

وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ

15. በተሸሞኑ አልጋዎች ላይ ይሆናሉ።

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ

16. በእርሷ ላይ የተመቻቸና ፊት ለፊት የተቅጣጩ ሲሆኑ።

مُتَّكِعِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ

- 17. እነርሱን (ለማገለገል) በእነርሱ ዙሪያ ሁልጊዜ የማያረጁ ወጣት ልጆች ይዘዋወራሉ። يُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾

- 18. ከ(ጠጅ) ምንጭ በብርጫቆዎች፣ በኩስኩስቶችና (እብሪቆች) በጽዋም በእነርሱ ዙሪያ እንዲዘሩ ይደረጋሉ። بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿١٨﴾

- 19. ከእርሷ የራስ ምታት እንኳን አያገኛቸውም። አይሰክሩምም። لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿١٩﴾

- 20. ከእሸቶች ከሚመርጡት ዓይነት وَفَكَهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾
- 21. ከሚፈልጉት የበራሪ ስጋ ይዘው ይዘሩላቸዋል። وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾
- 22. ዓይናማዎች የሆኑ ነጮጭ ቆንጆ ሴቶችም አሏቸው። وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾

- 23. ልክ እንደተሸፈነ ሉል የሚመስሉ። كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾
- 24. ለዚያ ይሰሩት በነበሩት መልካም ተግባር ምክንያት ዋጋ ይሆን ዘንድ ይህንን አደረግንላቸው። جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾
- 25. በውስጧ ውድቅ ንግግርንና መወንጀልንም አይሰሙም። لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيَمًا ﴿٢٥﴾

- 26. ሰላም ሰላም መባባልን ግን ይሰማሉ። إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ﴿٢٦﴾
- 27. የቀኝ ጓዶች ምንኛ የከበሩ የቀኝ ጓዶች ናቸው። وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾
- 28. በተቀፈቀፈ (እሾህ በሌለው) ቁርቁራ ውስጥ ናቸው። فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿٢٨﴾

- 29. ፍሬው በተነባበረ ሙዝ ዛፍም ውስጥ ናቸው። وَوَطْلَحٍ مَنَّودٍ ﴿٢٩﴾
- 30. በተዘረጋ ጥላ ስርም ናቸው። وَوَظَلٍ مَمْدُودٍ ﴿٣٠﴾
- 31. በሚንቧቡ ውሃ አጠገብም ናቸው። وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ﴿٣١﴾
- 32. በብዙ ዓይነት ፍራፍሬዎችም ውስጥ ናቸው። وَفَكَهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾

- 33. ምንጊዜም የማትቋረጥ የማትከለከልም የሆነች፤ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾
- 34. ከፍ በተደረጉ ምንጣፎች ላይም ናቸው። وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾
- 35. እኛ (የገነት ሴቶችን) አዲስ ፍጥረት አድርገን ፈጠርናቸው። إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً ﴿٣٥﴾

- 36. እናም ደናግሎችም አደረግናቸው። فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾
- 37. ለባሎቻቸው ተሸምርሟቸውና እኩያዎች አደረግናቸው። عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾

- 38. ለቀኝ ጓዶች አዘጋጀናቸው። لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾
- 39. ከፊተኞቹ ብዙ ቡድኖች ናቸው። ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٣٩﴾
- 40. ከኋለኞቹም ብዙ ቡድኖች ናቸው። وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾

- 41. የግራ ዳዶችም ምንኛ የተዋረዱ የግራ ዳዶች ናቸው። وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٥١﴾
- 42. በመርዘም ንፋስና በጣም በፈለ ውሃም ውስጥ ናቸው። فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٥٢﴾
- 43. ከጥቁር ጭስም በሆነ ጥላ ውስጥ وَوَظَلٍّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ﴿٥٣﴾
- 44. ቀዝቃዛም መልካምም ያልሆነ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٥٤﴾
- 45. እነርሱ ከዚህ በፊት የነብያትን አስተምህሮት ወደ ጎን የተው የዱንያ ቅምጥሎች ነበሩና። إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٥٥﴾
- 46. በከባድ ኃጢአትም ላይ ይዘወትሩ ነበሩና። وَكَانُوا يَصْرُورُونَ عَلَى الْحَنِثِ الْعَظِيمِ ﴿٥٦﴾
- 47. (እንዲህ) ይሉ ነበርም፡ "ሞተን አፈር፣ ወንጌና ጉራታን ይጠጡና።" وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيُّدَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْلَامًا ﴿٥٧﴾
አጥንቶችም በሆን ጊዜ እኛ የምንቀሰቀስ ነን?
- 48. "የፊተኞቹ አባቶቻችንንም (ይቀሰቀሳሉን)?" أَوْءَابَاؤُنَا الْأَوْلُونَ ﴿٥٨﴾
(ይሉ ነበር)
- 49. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) "ፊተኞቹም ሆኑ ኋላኞቹ فَلْ إِنَّ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٥٩﴾
- 50. "በተወሰነ ቀን ቀጠሮ በእርግጥ ተሰብሰቢዎቻችን ናቸው" በላቸው። لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيعَتٍ يَّوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٦٠﴾
- 51. ከዚያም እናንተ ጠማሞችና አስተባባዪዎች ሆይ! ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٦١﴾
- 52. ከዘቁም ዘፍ በእርግጥ በይዎች ናችሁ። لَّا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُومٍ ﴿٦٢﴾
- 53. ከእርሷም ሆይቻችሁን ሞይዎች ናችሁ። فَمَا لِيُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٣﴾
- 54. በእርሱ ላይም ከፈለ ውሃ ጠጪዎች ናችሁ። فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٦٤﴾
- 55. የተጠሙንም ግመሎች አጠጣጥ ብጤ ጠጪዎች ናችሁ። فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَمِيمِ ﴿٦٥﴾
- 56. ይህ የፍርድ ቀን መስተንግዲቸው ነው። هَذَا نَزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٦٦﴾
- 57. (ሰዎች ሆይ!) እኛ ፈጠርናችሁ አታምኑምን? نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٦٧﴾
- 58. በሴቶች ማህጸኖች የምታፈሱትን (የምትረጩትን ፍትወት) አያችሁን? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٦٨﴾
- 59. እናንተ ትፈጥሩታላችሁን! ወይስ እኛ ነን ፈጣሪዎቹ? ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٦٩﴾
- 60. እኛ ሞትን (ጊዜውን) በመካከላችሁ ወሰንን እኛም ተሸናፊዎች አይደለንም። نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ ﴿٧٠﴾
- 61. ብጤዎቻችሁን በመለወጥና በዚያ በማታውቁትም ቅርጽ እናንተን በመፍጠር ላይ ለማሳደግም عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْنَتَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

62. የፊተኛይቱን አፈጣጠር በእርግጥ አውቃችኋል **وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ**
አትገነዘቡምን? ﴿٢٢﴾

63. የምትዘሩትን (አዝርአት) አያችሁን **أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ** ﴿٢٣﴾

64. እናንተ ታበቅሉታላችሁን? ወይስ እኛ አብቃዮቹ **عَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ** ﴿٢٤﴾
ነን?

65. ብንሻ ኖሮ ደረቅ ስብርብር ባረደግነው እና **لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ**
የምትደነቁም በሆናችሁ ነበር:: ﴿٢٥﴾

66. "እኛ በእዳ ተያዥዎች ነን:: **إِنَّا لَمُعْرَمُونَ** ﴿٢٦﴾

67. "በእርግጥም እኛ (ከመጠቀም) የተከለክልን ነን"
ትሉ ነበር:: **بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ** ﴿٢٧﴾

68. ያንን ምትጠጡትን ውሃ አያችሁን? **أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ** ﴿٢٨﴾

69. እናንተ ከደመናው አወረዳችሁትን? ወይስ እኛ **عَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ**
አውራጆቹ ነን? ﴿٢٩﴾

70. ብንፈልግ ኖሮ መርጋጋ ባደረግነው ነበር:: **لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ** ﴿٣٠﴾
አታመሰግኑምን?

71. ያችንም የምትሰብቋትን እሳት አያችሁን? **أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ** ﴿٣١﴾

72. እናንተ ዛፏን ፈጠራችሁን? ወይስ እኛ ፈጣሪዎቹ **عَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ**
ነን? ﴿٣٢﴾

73. እኛ ለገሀነም ማስታወሻ ለመንገደኞችም **نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَعًا لِلْمُؤْمِنِينَ** ﴿٣٣﴾
መጠቀሚያ አደረግናት::

74. የታላቁን ጌታህንም ስም አጥራው:: **فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ** ﴿٣٤﴾

75. በከዋክብትም መጥለቂያዎች እምላሊሁ:: *** فَلَا أَفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ** ﴿٣٥﴾

76. እርሱም ብታውቁ ታላቅ መሀላ ነው:: **وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ** ﴿٣٦﴾

77. እርሱ የተከበረ ቁርኣን ነው:: **إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ** ﴿٣٧﴾

78. በተጠበቀ መጽሐፍ ውስጥም ነው:: **فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ** ﴿٣٨﴾

79. የተጥራሩት እንጂ ሌላ አይነካውም:: **لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ** ﴿٣٩﴾

80. ከዓለማት ጌታ የተወረደ ነው:: **تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ﴿٤٠﴾

81. በዚህ ንግግር እናንተ ቸልተኞች ናችሁን? **أَفِيهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ** ﴿٤١﴾

82. ሲሳያችሁንም (ዝናብን) እናንተ **وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ** ﴿٤٢﴾
የምታስተባበሉት ታደርጋላችሁን?

83. ነፍስ ጉሮሮንም በደረሰች ጊዜ:: **فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ** ﴿٤٣﴾

84. እናንተ ያን ጊዜ የምታዩ ስትሆኑ፤ **وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ** ﴿٤٤﴾

85. እኛም ግን እናንተ አታዩም እንጂ ከናንተ ይልቅ
ወደ እርሱ የቀረብን ነን። وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

86. የማትዳኙም ከሆናችሁ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾

87. እውነተኛች እንደሆናችሁ ነፍሲቱን ወደ አካል
ለምን አትመልሷትም? تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾

88. እናም ሚቹ ከባለሚሎቹ ከሆነም፤ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾

89. ለእርሱ እረፍት መልካም ሲሳይና የመጠቀሚያ
ገነት አለው። فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾

90. ሚቹ ከቀኝ ዳይችም ከሆነ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾

91. "ከቀኝ ዳይች ስለሆንክ ላንተ ሰላም ነው
የሚገባህ" ይባላል። فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾


92. ሚች ከእነዚያ ከሚያስተባብሉት ጠማማዎች
ከሆነ ደግሞ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾

93. ከፈላ ውሃ የሆነ መስተንግዶ አለላት። فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾

94. በገሀነም መቃጠልም አለላት። وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ ﴿٩٤﴾

95. ይህ እርሱ እርግጠኛው እውነት ነው። إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾

96. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የታላቁ
ጌታህን ስም አጥራው። فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾



ሱረቱ አል ሐዲድ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. በሰማያትና በምድር ውስጥ ያሉ ሁሉ አላህን **وَهُوَ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتِ** **وَهُوَ** አጠፋ። እርሱም ኃይሉና ጥበብኛው ነው። **الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** ①

2. የሰማያትና የምድር ንግስና የእርሱው ብቻ ነው። **لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ** ሕይወትን የሚሰጥና ሕይወትን የሚነሳ እሱው ብቻ ነው። እርሱ ሁሉንም ነገር ቻይ ነውና። **وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ②

3. እርሱ (ከበፊቱ ምንም ያልቀደመው) የመጀመሪያ! (ፊት ያለ) (ከኋላው ምንም የሌለ የመጨረሻ) ብቻውን ቀረ፤ ከበላዩ ማንም የሌለ (ግልጽና የበላይ) ስውርም (ድብቅ) ነው። እርሱ (በምድርም ሆነ በሰማይ ያለን) ሁሉ ነገር አዋቂ ነው። **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** ③

4. እርሱ ያ ሰማያትንና ምድርን በስድስት ቀናት ብቻ የፈጠረ ነው። ከዚያ በዐርሹ ላይ ከፍ አለ። ወደ ምድር የሚገባውንና ከእርሷ የሚወጣውን ያውቃል። ከሰማይ የሚወረደውንና ወደ እርሷ የሚወጣውን ያውቃል። እርሱ የትም ብትሆኑ (በእውቀቱ) ከናንተው ጋር ነው። አላህ የምትሰሩትን ሁሉ ተመልካች ነውና። **هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** ④

5. የሰማያትና የምድር ንግስና የእርሱ ብቻ ነው። ነገሮች ሁሉ ወደ አላህ ይመለሳሉ። **لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ** ⑤

6. ሌሊትን በቀን ውስጥ ያስገባል። ቀንንም በሌሊት ውስጥ ያስገባል። እርሱም በልቦች ውስጥ የተደበቁትን ሁሉ አዋቂ ነው። **يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** ⑥

7. (ሰዎች ሆይ!) በአላህና በመልዕክተኛው እመኑ። አላህ በእርሱ ላይ ተተካኪዎች ካደረጋችሁ ገንዘብ ውስጥም ለግሱ። እነዚያ ከእናንተ መካከል በአላህ ያመኑትና የላገሱት ሁሉ ለእነርሱ ታላቅ ምንዳ አላላቸው። **ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ** ⑦

8. (ሰዎች ሆይ!) ጌታችሁም ቃልኪዳናችሁን የያዘባችሁ ሲሆን መልዕክተኛውም በጌታችሁ እንድታምኑ የሚጠራችሁ ሲሆን በአላህ የማታምኑበት ምን ምክንያት አላችሁ? እናንተ በትክክል የምታምኑ ከሆናችሁ? **وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** ⑧

9. እርሱ ከጨለማዎች ወደ ብርሀን ሊያወጣችሁ ግልፆች የሆኑን አናቅጽ በባሪያው ላይ የሚያወርድ ነው። አላህ ለእናንተ በእርግጥ ሩህሩህ አዛኝ ነው። **هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ** ⑨

10. የሰማያትና የምድር ውርስ ለአላህ ብቻ ሲሆን በአላህ መንገድ የማትለግሱበት ምን ምክንያት አላችሁ? ከናንተ መካከል ከመካ መከፈት በፊት የለገሰና የተጋደለ ሰው ከተከፈተ በኋላ ከለገሰና ከተጋደለ ሰው ጋር አይስተካከልም። ከእነዚያ በኋላ ከለገሱትና ከተጋደሉት እነዚህ በደረጃ በጣም የላቀ ናቸውና። ሁሉንም አላህ የመልካሚቱን ተስፋ ቃል ገብቶላቸዋል። አላህ በምትሰሩት ሁሉ ውስጠ አዋቂ ነው።

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَن أنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَتَلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

11. ያ ለአላህ መልካም ብድርን የሚያበድርና ለእርሱ አላህ ምንዳውን የሚያነባብርላት ሰው ማን ነው? ለእርሱም መልካም ምንዳ አለው።

مَن ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَالَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

12. ወንድ ትክክለኛ አማኞችንና ሴት ትክክለኛ አማኞችን በስተፊቶቻቸው በቀኞቻቸውም ብርሀናቸው የሚሮጥ ሲሆን በምታያቸው ቀን (ታላቅ ምንዳ አላላችው።) "ዛሬ ብስራታችሁ በውስጥታችሁ ዘውታሪዎች ስትኾኑ ከሥሮቻቸው ወንዞች የሚፈስሱባቸው ገንቶች ናቸው (ይባላሉ)። ይህ እርሱ ታላቅ እድል ነው።

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانُكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتٌ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

13. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የወንድ አስመሳዮችና የሴት አስመሳዮች ለእነዚያ በአላህ ላመኑት "ጠብቁን ከብርሀናችሁ እናበራለንና" የሚሉበትን ቀን አስታውስ። "ወደ ኋላችሁ ተመለሱ። ብርሀንንም እዚያው ፈልጉ" ይባላሉ። በመካከላቸውም ለእርሱ ደጃፍ ባለው አጥር ይከለላል። ግቢው በውስጡ ገነት ያለበት ከውጪውም በኩሉ ደግሞ የእሳት (ስቃይ) ያለበት የሆነ (ደጃፍ ባለው አጥር ይከለላል)።

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ ۗ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾

14. "ከናንተ ጋር አልነበርንምን?" በማለት ይጠሯቸዋል። "እውነት ነው እኛ ጋር ነበራችሁ። ግን እናንተ ነፍሶቻችሁን አጠፋችሁ። በነብዩ አደጋዎችን ተጠባብቃችሁ ትጠራጠራላችሁም። የአላህ ትዕዛዝ እስከ መጣ ድረስ ከንቱ ምኞቶች አታለፏችሁ። አታላዩም ሰይጣን በአላህ መታገስ ሽነገላችሁ ይሏችዋል።

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرْتَضَوْنَ مَا وَّارَبْتُمْ وَعَزَّيْتُمْ الْأُمَانِيَّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ ۗ وَعَزَّيْتُمْ بِاللَّهِ الْعُرُورُ ﴿١٤﴾

15. በመሆኑም ዛሬ ከናንተም ሆነ በአላህ ከካዱት ሰዎች የገንዘብ ክፍያ (ቤዛ) አይወሰድም። መኖሪያችሁ የገሀነም እሳት ብቻ ናት። እርሷ ተገቢያችሁ ናትና። የገሀነም እሳት መመለሻነቷ ምን ትከፋም" (ይሏችዋል)።

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ مَأْوَىٰكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

16. ለእነዚያ (በአላህ) ላመኑት ለአላህ ተወግጽና ከቁርአንም ለወረደው እውነታ ልቦቻቸው ሊፈሩ፤ እንደነዚያ በፊት መጽሐፍን እንደ ተሰጡትና በእነርሱ ላይ ጊዜ ስለ ረዘመባቸው ልቦቻቸውም እንደ ደረቁባቸው ህዝቦች የማይሆኑበት ጊዜ አልቀረባቸው? ከእነርሱም ብዙዎቹ አመጸኞች ናቸው።

فَسَيَقُولُونَ ﴿١٦﴾

17. (ሰዎች ሆይ!) አላህ ምድርን ከሞተች በኋላ ህያው የሚደርጋት መሆኑን እወቁ። ታውቁም ዘንድ አናቅጽን ለእናንተ በእርግጥ አብራራንላችሁ።

بَيْنَا لَكُمْ آيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

18. የመጸወቱ ወንዶችና የመጸወቱ ሴቶች ለአላህ መልካምን ብድር ያበደሩ ሁሉ ለእነርሱም ምንዳ ይደራረብላቸዋል። ለእነርሱም መልካም የተከበረ ምንዳ አለላቸው።

﴿١٨﴾

19. እነዚያ በአላህና በመልዕክተኞቹ ያመኑ ሰዎች እነዚያ እነርሱ በጣም እውነቶቻችን በጌታቸውም ዘንድ መስከሪዎች ናቸው። ለእነርሱ ምንዳቸውም ብርሀናቸውም አለላቸው። እነዚያ (በአላህ) የካዱትና በአናቅጻችን ያስተባበሉ ሰዎች ደግሞ የእሳት ጓዶች ናቸው።

﴿١٩﴾

20. (ሰዎች ሆይ!) ቅርቢቱን ሕይወት ጨዋታና ዛዛታ፤ ማጌጫም፤ በመካከችሁም መፎካከሪያ፤ በገንዘቦችና በልጆችም ብዛት መበላላጫ ብቻ መሆኗን እወቁ። እርሷ በቃዩ ገበሬዎችን ቡቃያው እንደሚያስደስት ዝናብና ከዚያ በቃዩ እንደሚደርቅና ገርጥቶ እንደሚታየው ከዚያም የተሰባበረ እንደሚሆን ብጤ ነው። በመጨረሻይቱም ዓለም ለአጥፊዎች ብርቱ ቅጣት፤ ለትክክለኛ አማኞች ከአላህ ምህረትና ውዴታ አለ። የቅርቢቱ ሕይወት እኮ የመታለያ ጥቅም እንጂ ሌላ አይደለችም።

﴿٢٠﴾

21. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) በአላህና በመልዕክተኞች ላመኑት ወደ ተዘጋጃቸውና የወርዷ ስፋት እንደ ሰማይና ምድር ወደ ሆነችም ገነት ተሸቀዳደሙ። ይህ የአላህ ችሮታ ነው። ለሚፈልገው ሰው ብቻ ይሰጣል። አላህ የታላቅ ችሮታ ባለቤት ነውና።

﴿٢١﴾

22. በምድርም ሆነ በነፍሶቻችሁ መከራ ማንንም አታጋጥምም ሳንፈጥራት በፊት በመጽሐፍ የተመዘገቡት ብትሆን እንጂ። ይህ በአላህ ላይ ቀላል ነው።

﴿٢٢﴾

23. (ይህን ማሳወቃችን) ባመለጣችሁ ጸጋ ላይ እንዳታዝኑና አላህ በሰጣችሁ ነገር (በትዕቢት) እንዳትደሰቱ ነው። አላህ ኩራተኛንና ጉረኛን ሁሉ አይወድምና።

لَكَيْلًا تَأْسُؤًا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

24. እነርሱም እነዚያ የሚሰስቱና ሰዎችንም በሰስት ላይ የሚያዙ ናቸው። ከእውነት የሚሸሹ (ሰው) ሁሉ ጉዳቱ ለራሱ ብቻ ነው። አላህ ተብቃቂ ና ምስጉን ነውና።

الَّذِينَ يَبِخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّىٰ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

25. መልዕክተኞቻችንን በግልጽ ማስረጃዎች አጠናክረን በእርግጥ ላክን። ሰዎችም በትክክል ቀጥ እንዲሉ መጽሐፎችንና ሚዛንን ወደ እነርሱ አወረድን። ብረትንም ከውስጡ ብርቱ ኃይልና ለሰዎችም መጠቃቀሚያዎች ያሉበት ሲሆን አወረድን። አላህ ሃይማኖትንና መልዕክተኞችን በሩቁ ሆኖ የሚረዳውን (ሰው) ሊያውቅ (ሊገልጽ) አወረደው። አላህ ብርቱና አሸናፊ ነውና።

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

26. ኑህንና ኢብራሂምን በእርግጥ ላክን። በዘሮቻቸውም ውስጥ ነብይነትንና መጽሐፍትን አደረግን። ከእነርሱም መካከል ቅን ሰው አለ። ከእነርሱም መካከል ብዙዎቹ ግን አመጸኞች ናቸው።

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّهُتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٢٦﴾

27. ከዚያም በእነርሱ ፈለጋቸው ላይ መልዕክተኞችን አከታተልን። የመርየም ልጅን ዒሳንም አስከተልን። ኢንጂልንም ሰጠነው። በእነዚያም በተከተሉት ሰዎች ልቦች ውስጥ መለዘብንና እዝነትን አደረግን፤ አዲስ የፈጠሯትንም ምንኩስና በእነርሱ ላይ አልደነገግንም። ግን የአላህን ውዴታ ለመፈለግ ሲሉ ከራሳቸው ፈጠሯት። ተገቢ አጠባበቅንም አልጠበቁትም። ከእነርሱም መካከል በአላህ ላመኑት ምንዳቸውን ሰጠናቸው። ከእነርሱ ብዙዎቹ ግን አመጸኞች ናቸው።

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٢٧﴾

28. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህን ፍሩ። በመልክተኛውም እመኑ። ከችሮታው ሁለትን ክፍሎች ይሰጣችኋልና። ለእናተም የምትሄዱበትን ብርሃን ያደርግላችኋል። ለእናንተም ወንጀላችሁን ይምራል። አላህ መሀሪና አዛኝ ነው።

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرِسُولِهِ ۚ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ۚ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ۚ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾

29. (ይህም) የመጽሐፍ ሰዎች ከአላህ ችሮታ በምንም ላይ የማይቻሉ መሆናቸውንና ችሮታውም አላህ ለሚሻው ሰው ብቻ የሚሰጠው በእርሱ እጅ ብቻ መሆኑን እንዲያውቁ ነው። አላህ የታላቅ ችሮታ ባለቤት ነው።

لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

ሱረቱ አል ሙጃደላ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ የዚያችን በባሏ ጉዳይ ላይ የምትከራከርህንና ወደ አላህ ስምታን የምታሰማውን ሴትዮ ቃል ሰማ:: አላህ በንግግር መመለሳሳችሁን (መወያየታችሁን) ይሰማል:: አላህ (ለሚባለው) ሁሉ ሰሚ (ለሚፈጸመው ሁሉ ነገር) አዋቂ ነውና::

فَدَسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّدُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي- إِلَى اللهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمْ إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

2. እነዚያ ከናንተ መካከል ሚስቶቻቸውን እንደእናቶቻቸው ጀርባዎች ይሁኑብን በማለት የሚምሉ ሰዎች እነርሱ እናቶቻቸው አይደሉም:: ትክክለኛ እናቶቻቸው እነዚያ የወለዱቸው ሴቶች ብቻ ናቸው:: እነርሱ በዚህ ቃል የተጠላ ንግግርና ውሸትን በእርግጥ ይናገራሉ:: አላህ ለሚጸጸት ሰው ሁሉ ይቅር ባይና መሀሪ ነው::

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَاهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهُتَهُمْ إِلَّا الَّتَى وَلَدْتَهُمْ وَأَنْتُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

3. እነዚያ ሚስቶቻቸውን እንደእናቶቻቸው ጀርባዎች ይሁኑብን በማለት የሚምሉና ከዚያ ወደ ተናገሩት የሚመለሱ ሳይነካኩ በፊት በባርነት የተያዘችዎን ጫንቃ ነፃ ማውጣት ግዴታ አለባቸው:: ይህ ህግ (የተጠቀሰው ህግ) በእርሱ ትገስጸ-በታላችሁ:: አላህ በምትሰሩት ነገር ሁሉ ውስጠ አዋቂ ነው::

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نَسَاهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحَرِيرٌ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تَوْعُظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

4. ይህን ላላገኘም ሰው ከመነካካታቸው በፊት ሁለት ተከታታይ ወሮችን መፃም አለበት:: ይህን ላልቻለም ሰው ስልሳ ድሆችን ማብላት አለበት:: ይህ በአላህና በመልዕክተኛው እንድታምኑ ነው:: እነኚህ ህግጋት የአላህ ህግጋት ናቸው:: (እናም አትተላለፏቸው::) ለከተዲያንም ሁሉ አሳማሚ ቅጣት አለባቸው::

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَيَاطَعَامْ سِتِّينَ مَسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

5. ግልጽ ማስረጃዎችን ያወረድን ስንሆን እነዚያ አላህንና መልዕክተኛውን የሚከራከሩ ሰዎች እነዚያ ከእነርሱ በፊት የነበሩ ሰዎች እንደተዋረዱት ሁሉ ተዋርደዋል:: ለከተዲያን አዋራጅ ቅጣት አለባቸው::

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥﴾

6. አላህ ሁላቸውንም በአንድ አድርጎ (አንድም ሳይቀር በአንድ ዓይነት) በሚቀሰቅሳቸው ቀን (ይቀጣቸዋል):: ከዚያም በዚህ ዓለም የሰሩትን ነገር ሁሉ ይነግራቸዋል:: እነርሱ የረሱት ሲሆን (መዝገባቸው ተመዝግቦ ያገኙታል) አላህ ግን

يَوْمَ يَبْعَهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾

አንድም ሳይቀር አውቆታል። አላህ ሁሉንም ነገር ተመልካች ነው።

7. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አላህ በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለውን ሁሉ የሚያውቅ መሆኑን አታውቅምን? (በእውነቱ ሁሉንም አካባቢ።) የሶስት ሰዎች መንሸካሸክ አይከሰትም፤ አላህ አራተኛው ቢሆን እንጂ፤ የአምስትም ሰዎች መንሸካሸክ አይከሰትም እርሱ ስድስተኛ ቢሆን እንጂ፤ ከዚያ ያነሰም ይሁን የበዛ ሰው መሸከሻ አይከሰትም እርሱ ባሉበት ቦታ አብሯቸው ቢሆን እንጂ። ከዚያ በትንሳኤ ቀን የሰሩትን ሁሉ ይነግራቸዋል። አላህ ሁሉን ነገር አዋቂ ነው።

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَايَهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

8. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ወደ እነዚያ በመጥፎ ነገር ከመመሰጠር ወደ ተከለከሉት፤ ከዚያ ከእርሱ ወደ ተከለከሉት ነገር የሚመለሱትንና በኃጢአት፣ በጠላትነትና መልዕክተኛውን በመቃወም ወደ ሚመሰጠሩ አላየህምን? (ሰላም ሊሉ) ወደ አንተ በመጡ ጊዜ አላህ ባላናገረህ ቃል ያናግሩሃል። ውስጣቸው ይህ ሰው ነብይ ከሆነ በምንላው ነገር አላህ አይቀጣንም ኖሯልን? (ነብይ ከሆነስ) የለመነውን ነገር አላህ ተቀብሎት በሞትን ነበር ይላሉ። ገሀነም የሚገቡባት ሲሆኑ ከአሁኑ ሞት ይልቅ በቂያቸው ናት። ገሀነምም መመለሻነቷ ከፋች!

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَكَ حَيْوَتِكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا فَيَسْسُ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾

9. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! በተመሰጠሩችሁ ጊዜ በኃጢአት ወሰንን በማለፍና መልዕክተኛውንም በመቃወም አትሸከሹ ግን በበጎ ስራና አላህን በመፍራት ተወያዩ። ያንንም ወደ እርሱ የምትሰበሰቡበትን አላህን ፍሩ።

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾

10. በመጥፎ መመሰጠር ከሰይጣን ማስዋብና ማሰመር የሚመጣ ብቻ ነው። እነዚያ ያመኑ ሙስሊሞች ያዝኑ ዘንድ ይቀሰቅሳቸዋል። ከአላህ ፈቃድ ካልሆነ በስተቀር የሰይጣንም መመሰጠር በምንም ነገር አይገዳቸውም። እናም ትክክለኛ አማኞች በአላህ ብቻ ይመኩ።

إِنَّمَا التَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

11. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ለእናንተ በመቀመጫዎች ስፍራ ተስፋፋ በተባላችሁ ጊዜ ስፍራን አስፋ። አላህ በገነት ያሰፋላችኋልና። ተነሱ በተባለም ጊዜ ተነሱ። አላህ ከናንተ መካከል እነዚያን በትክክል ያመኑትንና እነዚያንም እውቀትን

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ فَأَنْشَرُوا فَأَنْشَرُوا وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فَاذْهَبُوا

የተሰጡትን በደረጃዎች (በዚች ዓለምም ሆነ በአኹራ) ከፍ ያደርጋል። አላህ በምትሰሩት ነገር ሁሉ ውስጠ አወቂ ነው።

ءَامِنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أَوْثُوا أَلْعَلَّمْ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

12. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ከመልዕክተኛው ጋር በተወያየችሁ ጊዜ ከመወያየታችሁ በፊት ምጽዋትን አስቀድሙ። (ሰይጃ ስጡ)። ይህ (ምጽዋትን አስቀድሞ መስጠት) ለእናንተ መልካምና አጥሪ ነው። ባታገኙም ምንም (ሳትከፈሉ) ሳትሰጡ ብትወያዩ ችግር የለባችሁም። አላህ መሀሪና አዛኝ ነው።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ الَّذِينَ ءَامِنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ
فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ
خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

13. ከውይይታችሁ በፊት ምጽዋቶችን በማስቀደም ድህነትን ፈራችሁን? የታዘዘችሁትን ባልሰራችሁ ጊዜ አላህ ከናንተ ጸጸትን የተቀበለ ሲሆን ሶላትን ስገዱ፤ ዘካንም ስጡ፤ አላህንና መልዕክተኛውንም ታዘዙ። አላህ በምትሰሩት ነገር ውስጠ አዋቂ ነው።

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ
صَدَقَةٌ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

14. ወደ እነዚያ አላህ በእነርሱ ላይ የተቆጣጠራቸውን ህዝቦች (አይሁዶች) ወደ ተወዳጆች አስመሳዮች አላየህምን? እነርሱ ከናንተ አይደሉም። ከእነርሱም አይደሉም። እያወቁ በውሽት ይምላሉ።

* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ
عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

15. አላህ ለእነርሱ (በዚህ መወዳጃና የሀሰት መሀላ) ብርቱ ቅጣትን አዘጋጀ። እነርሱ ይሰሩት የነበሩት መጥፎ ስራ ምንኛ ከፋ!

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

16. መላሎቻቸውን ገሻ አድርገው ያዙ። ሰዎችንም ከአላህ መንገድ አገዱ። ስለዚህ ለእነርሱ አዋራጅ ቅጣት አለባቸው።

أَتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ
فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾

17. ገንዘቦቻቸውና ልጆቻቸውም ከአላህ (ቅጣት) ምንም አያድኛቸውም። እነዚያ የእሳት ጓዶች ናቸው። እነርሱ በእርሷ ውስጥ ዘወታሪዎች ናቸው።

لَّن نُّعْطِيَهُمْ عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِّنَ
اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

18. አላህ የተሰበሰቡ ሆነው በሚያስነሳቸውም ቂያማ ቀን ለእናንተ እንደ ሚምሉላችሁ በሚጠቅም ነገር ላይ መሆናቸውን የሚያስቡ ሆነው ለእርሱም (ለአላህም) ይምላሉ። ሙስሊሞች አስተውሉ። ውሸታሞች እነርሱ ብቻ ናቸው።

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا
يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾

19. በእነርሱም ላይ ሰይጣን ተሾመባቸው (ተመቻቸባቸው) እናም አላህን ማስታወስን አስረሳቸው (ትዕዛዛቱን ተው)። እነዚያ የሰይጣን ቡድኖች (ሰራዊቶች) ናቸው። ሙስሊሞች

أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ
اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ
الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

አስተዉሉ። የሰይጣን ቡድኖች ከሳሪዎች እነርሱ ብቻ ናቸው።

20. እነዚያ አላህንና መልዕክተኛውን የሚከራከሩ ሁሉ እነዚያ በዱንያም ሆነ በአኪራ በጣም ከተዋረዱ ወገኖች ውስጥ ናቸው። إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

21. አላህ እኔ አሸንፋለሁ መልዕክተኞቼም እንዲሁ ያሸንፋሉ ሲል ድሮውኑ ጽፏል። አላህ ብርቱና አሸናፊ ነው። كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

22. በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምኑትን ህዝቦች አላህንና መልዕክተኛውን የሚከራከሩት ሰዎች አባቶቻቸው ወይም ልጆቻቸው ወይም ወንድሞቻቸው ወይም ዘመዶቻቸው ቢሆኑም እንኳ የሚወዳጁ ሆነው አታገኛቸውም። እነዚያ አላህ በልቦቻቸው ውስጥ እምነትን ጽፏል። ከእርሱም በሆነ መንፈስ ደግፏቸዋል። ከስሮቻቸውም ወንዞች የሚፈሱባቸው ገነቶች በውስጣቸው ዘወታሪዎች ሲሆኑ ያስገባቸዋል። አላህ ተግባራቸውን ወዷል። እነርሱም የእርሱን ችሮታ ወደዋል። እነዚያ የአላህ ህዝቦች ናቸው። ንቁ! የአላህ ህዝቦች ምኞታቸውን የሚያገኙ እነርሱ ናቸው። لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

የከለከላችሁን ነገር ሁሉም ተከልከሉ። አላህን ፍሩ። አላህ ቅጣተ ብርቱ ነውና።

8. ለእነዚያ የአላህን ችግራትና ውዴታውን የሚፈልጉና አላህንና መልዕክተኛውን የሚረዱ ሆነው ከአገሮቻቸውና ከገንዘቦቻቸው ለተወጡ (ለተባረሩ) ስደተኞች ድሆች ይሰጣል። እነዚያ እነርሱ እውነተኞች ናቸው።
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾

9. እነዚያ ከበፊታቸው ሀገራትን መዲና መኖሪያ ያደረጓትና እምነት በልባቸው የሰረጸባቸው ወደ እነርሱ የተሰደዱትን ሰዎች ይወዳሉ። ስደተኞችም ከተሰጡት ነገር ላይ በልቦቻቸው ውስጥ እንኳን ምንም ቅሬታን አያሳድሩም። በእነርሱ ላይ ችግር ቢኖርባቸውም እንኳ በነፍሳቸው ላይ ሌላውን ያስቀድማሉ። ከነፍሳቸው ንፋግነት የሚጠበቁ ሰዎች ሁሉ እነዚያ የተሳካላቸውና ምኞታቸውን አግኝተው ማለት እነርሱ ብቻ ናቸው።
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

10. እነዚያ ከበኋላቸው የመጡት «ጌታችን ሆይ! ለእኛም ለእነዚያም በእምነት ለቀደሙን ወንድሞቻችንም ምህረት አድርግ። በልቦቻችንም ውስጥ ለእነዚያ ለአመኑት ሰዎች ሁሉ ጥላቻን አታድርግ። ጌታችን ሆይ! አንተ ሩህሩህ፤ አዛኝ ነህና» ይላሉ።
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

11. እነዚያን ወደ ንፍቅና የገቡትን አላወክምን? ከመጽሐፍ ሰዎች መካከል ለእነዚያ ለካዲት ወንድሞቻቸው «ከአገር ብትባርሩ አብረናችሁ እንወጣለን። በእናንተ ጉዳይ አንድንም ሰው በፍጹም ሁልጊዜም አንታዘዝም። ጦርነት ቢታወጅባችሁም በእርግጥ እንረዳችኋለን» ይሏቸዋል። አላህም እነርሱ ውሸታሞች መሆናቸውን ይመሰክራል።
* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾

12. ቢባረሩም አብረዋቸው አይባረሩም። ቢገደሉም (ቢወጉም) ቢዘመትባቸውም አይረዱዋቸውም። ቢረዱቸውም ለሽሽት ጀርባዎችን ያዘራሉ። ከዚያም እርዳታን አያገኙም።
لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَئِنَّ الْأَدْبِرَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴿١٢﴾

13. (እናንተ ያመናችሁ ሆይ!) እናንተ በልቦቻቸው ውስጥ በማስፈራራት ከአላህ ይልቅ የበረታችሁ (የከበዳችሁ) ናችሁ። ይህም የሆነው እነርሱ የማይገነዘቡ ህዝቦች በመሆናቸው ነው።
لَا تَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾

14. በተመሽጉ ከተሞች ውስጥ ወይም ከአጥሮች በስተጀርባ ሆነው እንጂ የተሰበሰቡ ሆነው አይዋዳችሁም። ኃይላቸው በመካከላቸው ብርቱ ነው። ልቦቻቸው የተበታተኑ ሲሆን የተሰበሰቡ ናቸው
لَا يَقْتُلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي فُرَى مُخَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ

ብለህ ትጠራጠራቸዋለህ (አንድ ይመስሉሃል)። ይህ እነርሱ አእምሮ የሌላቸው ህዝቦች በመሆናቸው ነው።

جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

15. ብጤያቸው ልክ እንደነዚያ ከእነርሱ በፊት በቅርብ ጊዜ የተግባራቸውን ቅጣት እንደቀመሱት ወገኖች ብጤ ነው። ለእነርሱም አሳማሚ ቅጣት አለባቸው።

كَمْثِلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُوهَا وَبِأَلْأَمْرِهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾

16. ምሳሌያቸው ልክ እንደነዚያ ሰውን «በአላህ ካድ ብሎ ሰውየው በካድ ጊዜ እኔ ካንተ ንጹህ ነኝ እኔ የዓለማትን ጌታ አላህን እፈራለሁ» እንዳለው ሰይጣን ነው።

كَمْثِلَ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

17. የሁለቱም መጨረሻቸው እነርሱ በውስጡ ዘወታሪዎች ሲሆኑ በእሳት ውስጥ መሆን ነው። ይህም ቅጣት የበዳዩች ሁሉ ዋጋ ነው።

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

18. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህን በትክክል ፍሩ። ማንኛውንም ነፍስ ለነገ ያስቀደመችውን ትመልከት፤ አላህን በትክክል ፍሩ። አላህ በምትሰሩት ነገር ሁሉ ውስጠ አዋቂ ነው።

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

19. እንደ እነዚያ አላህን እንደሰሩትና ነፍሶቻቸውን እንዳስረሳቸው ሰዎች አትሁኑ። እነዚያ እነርሱ አመጸኞች ናቸው።

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

20. የእሳት ጓዶችና የገንት ጓዶች እኩል አይሆኑም። የገንት ጓዶች ምኞታቸውን አግኝተው ናቸው።

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

21. (ሙሐመድ ሆይ)፤ ይህንን ቁርአን በተራራ ላይ ባወረድነው ኖሮ ከአላህ ፍራቻ የተነሳ ተዋራጅና ተሰንጣቂ ሆኖ ባየኸው ነበር። እነዚህን ምሳሌዎች ለሰዎች ያስተነትኑ ዘንድ እንገልጻቸዋለን።

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

22. እርሱ ያ አላህ ነው። ከእርሱ በስተቀር ሌላ አምላክ የሌለ፤ ሩቁንና ቅርቡን አዋቂ የሆነ ነው። እርሱ እጅግ በጣም ሩህሩህ፤ በጣም አዛኝ ነው።

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

23. እርሱ ያ አላህ ነው። ከእርሱ በስተቀር ሌላ አምላክ የሌለ፤ ንጉሱ፤ ከጎደሎ ሁሉ የጠራ፤ የሰላም ባለቤት፤ ጸጥታን ሰጪ፤ ባሮቹን ጠባቂ፤ አሸናፊ፤ ኃይልና ኩሩ ነው። አላህ ከሚያጋሩት ሁሉ የጠራ ነው።

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْحَبِيبُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

24. እርሱ አላህ ፈጣሪው፤ ከኢምንት አስገኚውና ቅርጽን አሳማሪው ነው። ለእርሱ መልካሞች ስሞች አሉት። በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ እርሱን ያሞግሳል። እርሱም ሁሉን አሸናፊና ጥበባኛ ነው።

هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

ሱረቱ አል ሙሙተሂና

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ጠላቶቼንና ጠላቶቻችሁን ወዳጆች አድርጋችሁ አትያዙ:: የመጣላችሁን ትክክለኛ ሃይማኖት የካዱ ሲሆኑ ውዴታን ለእነርሱ ታደርጋላችሁ:: እነርሱ መልዕክተኛውና እናንተን በጌታችሁ በአላህ ስላመናችሁ ብቻ ከሀገራችሁ አስወጧችሁ:: በመንገዱ ለመታገልና ውዴታየን ለመፈለግ የወጣችሁ እንደሆናችሁ እነርሱን ወዳጆች አድርጋችሁ አትያዟቸው:: እኔ የምትደብቁትንና የምትገልጹትን የማውቅ ስሆን ከእነርሱ ጋር ፍቅር ትመሰግሩላችሁ:: ከናንተ መካከልም ይህንን ሚፈጽም ሰው ቀጥተኛውን መንገድ በእርግጥ ስቷል::

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ لِقُومٍ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنَّ كُنُتُمْ خَرْجُكُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ①

2. ቢያሸንፏችሁ (ቢያገኛችሁ) ለእናንተ ጠላቶች ይሆናሉ:: እጆቻቸውና ምላሶቻቸውንም ወደ እናንተ በክፉ ይዘርጋሉ:: ብትክዱም ተሙቹ::

إِنْ يَتَّبِقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ②

3. ዘመዶቻችሁም ሆኑ ልጆቻችሁ በትንሳኤ ቀን አይጠቅሟችሁም:: አላህ በትንሳኤ ቀን በመካከላችሁ (ብይን በመስጠት) ይለያል:: አላህ የምትሰሩትን ሁሉ ተመልካች ነውና::

لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ③

4. ኢብራሂምና እነዚያ ከእርሱ ጋር አብረው የነበሩት አማኞች ለእናንተ መልካም አርአያ ናቸው:: ይኸውም ለህዝቦቻቸው «እኛ ከናንተና ከዚያ ከአላህ ሌላ ከምትገዙት ጣዖታት ሁሉ ንጹሆች ነን:: በእናንተም ካድን:: በአላህ አንድነት እስከምታምኑ ድረስ በእኛና በእናንተ መካከል ጠብና ጥላቻ ዘወትር ተገለጸ::» ባሉ ጊዜ ኢብራሂም ለአባቱ:- «ላንተ ከአላህ ቅጣት ምንም የማልጠቅምህ (የማላድንህ) ስሆን ላንተ በእርግጥ ምህረትን እለምንልሃለሁ::» ማለቱ ብቻ ሲቀር «ጌታችን ሆይ ባንተ ላይ ተመካን ወደ አንተም ተመለስን መመለሻም ወደ አንተ ብቻ ነው::» (ባለው ተከተሉ::)

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ۗ إِنَّ أَوْلَىٰ لِإِبْرَاهِيمَ لِإِيمَانِهِ لِبِئْسَ مَا لَكُ مِنْ أَمَلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ رَبَّنَا عَلَيْنِكَ مَوَلَاؤُنَا وَإِلَيْكَ آئِنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ④

5. ጌታችን ሆይ! ለእነዚያ ለካዱት ሰዎች መሞከሪያ አታድረገን። ለእኛ ምህረት አድርግልን። ጌታችን ሆይ! አንተ አሸናፊና ጥበበኛው ነህ።

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْوِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾

6. ከናንተ መካከል አላህንና የመጨረሻውን ቀን ተስፋ ለሚያደርግ ሰው ሁሉ እነርሱ መልካም አርአያዎች አሉላችሁ። ፊቱን የሚያዘር ሰው (ራሱን ብቻ ይጎዳል።) አላህ ብቸኛ፤ ተብቃዊና ምስግን ነውና።

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْأَحْمِيدُ ﴿٦﴾

7. አላህ በእናንተና በእነዚያ ከእነርሱ ጋር በተጣላችሁት ሰዎች መካከል መፋቀርን ሊያደርግ ይከጀላል። አላህ ሁሉን ማድረግ ቻይ ነው። አላህ መሀሪና አዛኝ ነውና።

﴿٧﴾ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

8. ለእነዚያ በሃይማኖት ለልተዋጋችሁ ከአገሮቻችሁም ላለውጧችሁ ከሐዲያን መልካም ብትውሉላችሁና ወደ እነርሱ ፍትህ ልትውሉላችሁ አላህ አይከለክላችሁም። አላህ ትክክለኞችን (ፍትሃዊያን ትክክለኛ አማኞች) ይወዳልና።

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

9. አላህ የሚከለክላችሁ ለእነዚያ በሃይማኖት ሰበብ ከተዋጋችሁና ከቤቶቻችሁም ያስወጧችሁ እናንተንም ከሀገር በማስወጣት ላይ የረዱትን እንዳትወዳጁቸው ብቻ ነው። እነርሱን ወጃጅ የሚያደርጓቸው ሰዎች ሁሉ እነዚያ እነርሱ (ራሳቸውን) በዳዩች ናቸው።

إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

10. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ሴት ምዕመናት ስደተኞች ሆነው ወደ እናንተ በሚመጡበት ጊዜ (ለሀይማኖት ሲሉ መሰደዳቸውን) ፈትኗቸው። አላህ በእምነታቸው ከናንተ ይልቅ አዋቂ ነው። ትክክለኛ አማኞችም መሆናቸውን ብታውቁ ወደ ከሐዲያን ባሎቻቸው አትመልሷቸው። እነርሱ ሙስሊም ሴቶች ለከሐዲ ወንዶች አይፈቀዱምና። ከሐዲያን ወንዶችም ለአማኝ ሴቶች የተፈቀዱ አይደሉምና። ያወጡትንም ገንዘብ መሀሩን ስጧቸው። መሀራቸውንም ከሰጣችኋቸው ብታገቧቸው ኃጢአት የለባችሁም ። የከሐዲያንንም ሴቶች የጋብቻ ቃል ኪዳኖች አትያዙ። ሆኖም እናንተ ያወጣችሁትን ገንዘብ ጠይቁ ። እነርሱም ያወጡትን ይጠይቁ። ይህ የአላህ ፍርድ ነውና። በመካከላችሁም ይፈረዳል። አላህ ሁሉን አዋቂና ጥበበኛ ነው።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجَّرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حُلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَعَائُوهُنَّ مَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ ۗ وَسَأَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنْفَقْتُمْ دَلِيلٌ حُكْمَ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

11. ከሚስቶቻችሁም አንዳቸው ወደ ከሐዲያን ቢያመልጧችሁ ቀጥሎም ብትዘምቱባቸው ለእነዚያ ሚስቶቻቸው ለሄዱባቸው ሰዎች ያወጡትን ወጪ ያክል ስጧቸው። ያንንም እናንተ በእርሱ ያመናችሁበትን አላህን ፍሩት።

وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَرْزَاقِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَأْتِبْتُمْ فَعَاتِبَتْكُم مَّا أَنْفَقُوا وَلَقَدْ كَفَرَ يَتْلُو آيَاتِنَا فَانصُرْنَا فَأْتَبْنَا مَا نَشَاءُ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُرِيدُ مَلَأِكُمْ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١﴾

12. አንተ ነብይ ሆይ! ምዕመናኞቹ በአላህ ምንም ላያጋሩ፤ ላይሰርቁ፤ ላያመነዝሩ፤ ልጆቻቸውን ላይገድሉ፤ በእጆቻቸውና በእግሮቻቸው መካከል ኃጢአትን ላያመጡ (ላይሰሩ)፤ በበጎም ስራም ትዕዛዝን ላይጥሱ ቃል ኪዳን ሊገቡልህ ወደ አንተ በመጡ ጊዜ ቃል ኪዳን ተጋባቸው። ለእነርሱም አላህን ምህረት ለምንላቸው። አላህ በጣም መሀረና እጁን በጣም አዛኝ ነው።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ مُّبَاهِيَةٍ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

13. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህ በእነርሱ ላይ የተቆጣባቸውን ህዝቦች አትወዳጁ። ከሐዲያን ከመቃብር ሰዎች ተስፋ እንደቆረጡ ሁሉ በመጨረሻይቱም ዓለም (ምንዳ መኖር) በእርግጥ ተስፋ ቆርጠዋል።

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِئْسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾



በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. በሰማያትና በምድር ውስጥ ያሉ ሁሉ አላህን ሰጠሩ። እርሱ አሸናፊና ጥበበኛው ነው።
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٤﴾
2. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! የማትሰሩትን ነገር ለምን ታወራላችሁ?
يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿١٥﴾
3. የማትሰሩትን ነገር መናገራችሁ በአላህ ዘንድ በመጠላት እጅግ ከበደ።
كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿١٦﴾
4. አላህ እነዚያን ልክ እንደተለሰነ ግንብ የተሰለፈ ሆነው በሃይማኖቱ የሚፋለሙትን ይወዳል።
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنِيْنَ مَرصُوصٌ ﴿١٧﴾

5. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ሙሳም ለህዝቦቹ፡- «ህዝቦቼ ሆይ! እኔ ወደ እናንተ የአላህ መልዕክተኛ መሆኔን እያወቃችሁ ለምን ታስቃደኛላችሁ?» ባለ ጊዜ የሆነውን አስታውስ። ከእውነት በተዘነበሉ ጊዜ አላህም ልቦቻቸውን አዘነበለባቸው። አላህ አመጸኞችን ህዝቦች አያቀናምና።

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمٍ لِمَ تُوَدُّونَنِي وَقَدْ تَعَلَّمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٨﴾

6. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የመርዖም ልጅ ዒሳም:- «የኢስራኢል ልጆች ሆይ! እኔ ከተውራት በፊት ያለውን የማረጋገጥና ከእኔ በኋላ በሚመጣው መልዕክተኛ ስሙ አህመድ በሆነውም የማበስር ስሆን ወደ እናንተ የተላኩ የአላህ መልዕክተኛ ነኝ» ባለ ጊዜ የሆነውን አስታውስ:: ግልጽ ታዐምራቶችን ባመጣላቸው ጊዜ «ይህ ግልጽ ድግምት ነው» አሉ::

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ
مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي
أَسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

7. እርሱ ወደ ኢስላም የሚጠራ ሲሆን በአላህ ላይ ውሸትን ከቀጣጠፈ ይበልጥ በደለኛ ማን ነው? አላህ በዳዮችን ሀዘቦች አይመራም::

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾

8. የአላህን ብርሃን በአፎቻቸው ሊያጠፋ ይሻሉ:: ከሐዲያን ቢጠሉም እንኳ አላህ ብርሀኑን ገላጭ ነው::

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ
مُتِمُّهُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾

9. አላህ ያ አጋሪዎቹ ቢጠሉም መልዕክተኛውን በመምሪያ መጽሐፍና በእውነተኛ ሃይማኖት (በኢስላም) ከሃይማኖት ሁሉ በላይ ይፋ ሊያደርገው የለከ ነው::

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

10. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ከአሳማሚ ቅጣት የሚያድናችሁን ትርፋማ ንግድ ላመላክታችሁን?» በላቸው::

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ
تُنَجِّبِكُمْ مِّنْ عَذَابِ آلِيعِزَّ ﴿١٠﴾

11. እርሱም በአላህና በመልዕክተኛው ታምናላችሁ:: በአላህ መንገድ በገንዘቦቻችሁና በነፍሶቻችሁ ትታገላላችሁ:: ይህ ተግባር የምታውቁ ከሆናችሁ ለእናንተ የተሻለ ነው::

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

12. ታጢአቶቻችሁን ይምራል:: ከስርቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸውም ገንቶች ያስገባችኋል:: በመኖሪያ ገንቶችም በሚያምሩ ቤቶች ውስጥ ያስቀምጣችኋል:: ይህ ታላቅ እድል ነው::

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي
جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

13. ሌላይቱንም የምትወዷትን ጸጋ ይሰጣችኋል:: እርሷም ከአላህ የሆነ እርዳታና ቅርብ የሆነ አገር መክፈት ነው:: አማኞችንም አብስር::

وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
وَبَشِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

14. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! የመርዖም ልጅ ዒሳ ለሐዋሪያቱ:- «ወደ አላህ ረዳቱ ማን ነው» እንዳለና ሐዋርያቶቹም:- «እኛ የአላህ ረዳት ነን» እንዳሉት ሁሉ እናንተም የአላህ ረዳቶች ሁኑ፤ ከኢስራኢል ልጆችም አንደኛዎ ቡድን አመነች:: ሌላይቱም ቡድን ካደች:: እነዚያን ያመኑትንም በጠላታቸው ላይ አበረታናቸው:: ከዚያ እነርሱም አሸናፊዎች ሆኑ::

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّتِهِ مَن
أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ
أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَمْتَ طَائِفَةً مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَكَفَرْتَ طَائِفَةً فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ
عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾

ሱረቱ አል ጁሙዓህ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. በሰማይና በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ ንጉስ፤ ፍፁም (ከጉድለት ንጹህ)፤ አሸናፊና ጥበበኛ የሆነውን አላህን ያዋግሳል::
يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①

2. እርሱ ያ ለመሃይማን ዐረቦች የቁርአን አናቅጽን በእነርሱ ላይ የሚያነብላቸው፤ የሚያጠራቸውም፤ መጽሐፍንና ጥበብን የሚያስተምራቸውም የሆነን መልዕክተኛ ሙሐመድን ከእነርሱ መካከል የላከ ነው:: እነርሱም ከእርሱ በፊት በግልጽ ስህተት ውስጥ ነበሩ::
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ②

3. ከነሱም ሌሎችም ገና ያልተከተሏቸው በሆኑት ላይ የላከው ነው:: እርሱም አሸናፊና ጥበበኛ ነው::
وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لِمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ③

4. ይህ የአላህ ችሮታ ነው:: ለሚሸው ሰው ደስጠዋል:: አላህ የታላቅ ችሮታ ባለቤት ነው::
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ دُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ④

5. የእነዚያ ተውራትን የተጫኑትና ከዚያ ያልተሸከሟት (ያልሰሩበት) ሰዎች ምሳሌ ልክ መጽሐፎችን እንደሚሸከም አሁን ብጤ ነው:: የእነዚያ በአላህ አናቅጽ ያስተባበሉት ህዝቦች ምሳሌ ከፋ:: አላህም በዳዮችን ህዝቦች አይመራም::
مَثَلُ الَّذِينَ مُحَمَّدُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑤

6. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «እናንተ አይሁዳውያን ሆይ! ከሰው ሁሉ በተለየ እናንተ ብቻ ለአላህ ወዳጆች ነን ብትሉና በዚያ አባባላችሁ እውነተኛች እንደሆናችሁ እስቲ ሞትን ተመኙ» በላቸው::
قُلْ يَتَّيْبُهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑥

7. እጆቻቸው ባስቀደሙት ኃጢአት ምክንያት በፍጹም አይመኙትም:: አላህ በዳዮችን አዋቂ ነው::
وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ⑦

8. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) «ያ ከእርሱ የምትሸኹት ሞት እርሱ በእርግጥ አግኛችሁ ነው:: ከዚያም ሩቁንና ቅርቡን አዋቂ ወደ ሆነው ጌታ በቂያማ ዕለት ተመላሾች ናችሁ:: ትሰሩትም የነበራችሁትን ሁሉ ይነግራችኋል» በላቸው::
قُلْ إِنْ أَلْمُوتِ الَّذِي تَقْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلَكِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْعَلِيِّ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑧

9. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! በእርብ (በጁሙዓ) ቀን ለስግደት ጥሪ በተደረገ ጊዜ ወደ አላህ ማውሰት (ኹጥባ፣ ሰላት) ተጣደፉ። መሸጥንም ተው። የምታውቁ ብትሆኑ ይህ ለእናንተ በጣም የተሻለ ነው።

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

10. ሰላቷ በተፈጸመችም ጊዜ በምድር ላይ ተበተኑና የአላህን ችሮታ ፈልጉ። ልትድኑ ይከጀላልና አላህንም በብዙው አውሱ።

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

11. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ንግድን ወይም ዛዛታን ባዩ ጊዜም ቆመህ የተውህ ሲሆኑ ወደ እርሷ ይበተናሉ። «አላህ ዘንድ ያለው ከዛዛታም ከንግድም በላይ ነው። አላህም ከሰጭዎች ሁሉ ለሰጡ ሲሰደን ሰጪ ነው» በላቸው።

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوا قِامًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

ሱረቱ አል ሙናፊቁን

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. አስመሰሰዎች በመጡህ (ወደ አንተ በመጡ) ጊዜ «አንተ የአላህ መልዕክተኛ መሆንህን በእርግጥ (ምላን) እንመሰክራለን» ይላሉ። አላህም አንተ በእርግጥ መልዕክተኛው መሆንህን ያውቃል። አላህም አስመሰሰዎችን ውሸታዎች መሆናቸውን ይመሰክራል።

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾

2. መላላዎቻቸውን ገሻ አድርገው ያዙ። ከአላህም መንገድ ከለከሉ። እነርሱ ይሰሩት የነበሩት ነገር ሁሉ ከፋ።

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾

3. ይህ እነርሱ (በምላስ) አምነው ከዚያም (በልብ) የካዱ በመሆናቸው በልቦቻቸውም ላይ ታተመባቸው። ስለዚህ እነርሱ አያውቁም።

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾

4. ባየላቸው ጊዜ አካሎቻቸው ያስደንቁሃል። ቢናገሩም ንግግራቸውን ታዳምጦለህ። እነርሱ ልክ ወደ ግድግዳ የተጠጉ ግንዶችን ይመስላሉ። ጩኸትን ሁሉ በእነርሱ ላይ ነው ብለው ያስባሉ። እነርሱ ጠላቶች ናቸውና ተጠንቀቃቸው። አላህ ይጋደላቸው። (ከእምነት) እንዴት ይመለሳሉ (ያፈገፍጋሉ)።

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنْتُمْ حُشْبٌ مِّنْ سِنْدَةٍ يَحْسَبُونَ كُلَّ صِخْرَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

5. ለእነርሱም:- «ኑ የአላህ መልዕክተኛ ለእናንተ ምህረትን ይለምንላችኋል» በተባሉ ጊዜ በማፈዝ ራሳቸውን ያዘራሉ። እነርሱም ትዕቢተኞች ሆነው ሲሸሹ ታያቸዋለሁ። ﴿مُسْتَكْبِرُونَ﴾

6. ምህረትን ብትለምንላቸውም ባትለምንላቸውም በእነርሱ ላይ ሁሉም እኩል ነው። አላህ ለእነርሱ በፍጹም አይምርም። አላህ አመጸኛ ህዝቦችን አይመራም። ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

7. እነርሱ:- «እነዚያ ከአላህ መልዕክተኛ ዘንድ ያሉት ሰዎች እስከ ሚበታተኑ ድረስ ምጽዋት አትስጡ» የሚሉ ናቸው። የሰማያትና የምድር ድልቦች የአላህ ብቻ ናቸው። ግን አስመሳዮች አይገነዘቡም። ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا وَيَلَّهِ خِزَائِينَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾

8. «ወደ መዲና ብንመለስ አሸናፊው ወራዳውን በእርግጥ ከእርሷ ያስወጣል» ይላሉ። አሸናፊነትም ለአላህ ለመልዕክተኛው እና ለምዕምና ብቻ ነው። ግን አስመሳዮች አያውቁም። ﴿يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

9. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ገንዘቦቻችሁና ልጆቻችሁ አላህን ከማስታወስ አያታልሏችሁ (አያዘናጓችሁ)። ይህንንም የሚሰሩ ሰዎች እነዚያ እነርሱ ከሳሪዎች ናቸው። ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

10. አንዳችሁም ሞት ሳይመጣበትና «ጌታየ ሆይ! እንደመጸውትና ከደጋገችም ሰዎች እንደሆን ጥቂት ጊዜ ብታቆዮኝ ኖሮ እመኛለሁ» ከማለቱ በፊት ከሰጠናችሁ ሲሳይ ለግሱ። ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

11. ማንኛይቱም ነፍስ የሞት ጊዜዋ በመጣበት ጊዜ አላህ በፍጹም አያቆያትም። አላህም በምትሰሩት ሁሉ ውስጠ አዋቂ ነው። ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

ሱረቱ አት ተጋቡን

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. በሰማያት ውስጥም ሆነ በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ አላህን ያምግሳል:: ንግስናው የእርሱ ብቻ ነው:: ምስጋናም ለእርሱ ብቻ ነው:: እርሱም በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ ነው:: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١﴾

2. እርሱ ያ የፈጠራችሁ ነው:: ከእናንተም መካከል ከሐዲ አለ:: ከእናንተም መካከል አማኝ አለ:: አላህ የምትሰሩትን ሁሉ ተመልካች ነው:: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١﴾

3. (እርሱ) ሰማያትንና ምድርን በእውነት ፈጠረ:: ቀረጻችሁም ቅርጻችሁንም አሳመረ:: መመለሻችሁም ወደ እርሱ ብቻ ነው:: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾

4. በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለውን ሁሉ ያውቃል:: የምትደብቁትንም ሆነ የምትገልጡትን ያውቃል:: አላህም በልቦች ውስጥ ያለውን ሁሉ ዐዋቂ ነው:: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالذَّاتِ الْصُّدُورِ ﴿٤﴾

5. የእነዚያ ከአሁን በፊት የካዱትና የክህደታቸውን ቅጣት የቀመሱ ህዝቦች ወሬ አልመጣላችሁምን? ለእነርሱ አሳማሚ ቅጣት አለባቸው:: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَافُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾

6. ይህ (ቅጣት) እነርሱ መልዕክተኞቻቸው አስረጃዎቻችን ይዘው ሲመጡላቸው «ሰዎች ይመሩናልን?» ስላሉና ስለ ካዲ፤ ከእምነትም ስለ ዞና ነው:: አላህ ከእነርሱ እምነት ተብቃቃ:: አላህ ተብቃቂና ምስጋና ነው:: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَعَالُوا أَكْثَرَ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَأَسْتَعَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٦﴾

7. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እነዚያ በአላህ የካዱት ሰዎች በፍጹም የማይቀሰቀሱ መሆናቸውን አሰቡ:: «(እንዴት አትቀሰቀሱም?) በጌታዩ ይሁንብኝ ትቀሰቀሳላችሁ:: ከዚያ ትፈጽሙት የነበረውን ተግባራችሁን ትናገራላችሁ:: ይህ ተግባር ለአላህ ቀላል ነው» በላቸው:: ﴿رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾

8. በአላህ በመልዕክተኛውና በዚያም ባወረድነው ብርሃን እመኑም:: አላህ የምትሰሩትን ሁሉ ውስጠ አዋቂ ነው:: ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ رَاسُوْهُ وَأَلْتَوِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾

9. (ይኸውም) ለመሰብሰቢያው ቀን የሚሰበስባችሁ እለት አስታውሱ:: ይህ ቀን የቁጭት ቀን ነው:: በአላህም የሚያምን ሰው መልካምንም የሚሠራ ከርሱ ኃጢአቶቹን ይሰርይለታል፤ (ይፍቅለታል)፤ ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

ሱረቱ አጥ ጠላቅ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. አንተ ነብይ ሆይ! ሴቶችን መፍታት ባሰባችሁ ጊዜ፤
 ለዒዳቸው ፍቷቸው፤ ዒዳንም ቁጠሩ፤ ጌታችሁን
 አላህን ፍሩ፤ ግልጽ የሆነችን ጠያፍ ካልሰሩ በስተቀር
 ከቤቶቻቸው አታውጧቸው። አይውጡም፤ ይህችም
 የአላህ ህግጋት ናት። የአላህንም ህግጋት የተላለፈ ሰው
 በእርግጥ ነፍሱን በይላ፤ ከዚህ (ፍች) በኋላ አላህ
 (የመማለስ) ነገርን ምናልባት ያመጣ እንደኾነ
 አታውቅም።

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ
 لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
 لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
 يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَإِنَّكَ حُدُودُ اللَّهِ
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

2. ጊዜያቸውንም ለመዳረስ በተቃረቡ ጊዜ
 በመልካም ያዟቸው፤ ወይም በመልካም
 ተለያዩዋቸው፤ ከናንተም ውስጥ ሁለት የትክክለኛነት
 ባለቤቶችን አስመስክሩ፤ ምስክርነትንም ለአላህ
 አስተካክሉ፤ ይህችሁ በአላህና በመጨረሻ ቀን
 የሚያምን የሆነ ሰው ሁሉ በእርሱ ይገሰጽበታል፤
 አላህንም የሚፈራ ሰው ለእርሱ መውጫን
 ያደርግለታል።

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
 فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهُدُوا ذَرْوَى عَدْلِ
 مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ لَكُمْ يُعِظُّ
 بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ
 يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

3. ከማያስበዉም በኩል ሲሰይን ይሰጠዋል፤
 በአላህም ላይ የሚጠጋ ሰው እርሱ በቂው ነው። አላህ
 ፈቃዱን አድራሽ ነው። አላህ ለነገሩ ሁሉ የተወሰነ
 ጊዜን በእርግጥ አድርጓል።

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
 عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغٌ أَمْرِهِ قَدْ
 جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

4. እነዚያም ከሴቶቻችሁ ከአደፍ (ከወር አበባ)
 ያቋረጡት በዒዳቸው ህግ ብትጠራጠሩ ዒዳቸው
 ሰስት ወር ነው። እነዚያም ገና አደፍን ያለዩ ሴቶችም
 ዒዳቸው እንደዚሁ ነው። የእርግዝና ባለቤቶችም
 ጊዜያቸው እርጉዛቸውን መውለድ ነው፤ አላህንም
 የሚፈራ ሰው ከነገሩ ሁሉ ለእርሱ መግራትን
 ያደርግለታል።

وَالَّتِي نَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ
 إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ
 يَحِيضَنَّ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعَنَّ
 حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
 يُسْرًا ﴿٤﴾

5. ይህ የአላህ ፍርድ ነው። ወደ እናንተ አወረደው፤
 አላህንም የሚፈራ ሰው ሁሉ ኃጢአቶችን ከርሱ
 ይሰርዝለታል። ምንዳንም ለእርሱ ያተልቅለታል።

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
 يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾

6. ከችሎታችሁ ከተቀመጣችሁበት ስፍራ
 አስቀምጧቸው። በእነርሱም ላይ ልታጣብቡ
 አትጉዷቸው። የእርግዝና ባለቤቶችም ቢሆኑ
 እርጉዛቸውን እስኪወልዱ ድረስ በእነርሱ ላይ ቀልቡ።
 ለእናንተም ልጆቻችሁን ቢያጠቡላችሁ የልፋት

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ
 وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِضُرَّتِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَئِكَ حَمَلَ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَّ
 حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ

ዋጋቸውን ስጧቸው። በመካከላችሁም በመልካም ነገር ተመካከሩ፤ ብትቸገሩም ለእርሱ ሌላ (ሴት) ታጠባለታላች።

أَجُوزَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْهُ لَهَا أُخْرَى ﴿٦﴾

7. የችሎታ ባለቤት በችሎታው ልክ ይቀልብ፤ በእርሱም ላይ ሲሳይ የተጠበበት ሰው አላህ ከሰጠው ይስጥ ነፍስን የሰጣትን ያህል እንጂ አያስገድድም። አላህ ከችግር በኋላ ምችትን በእርግጥ ያደርጋል።

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفَلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

8. ከከተማም መካከል ከጌታቸው እና ከመልዕክተኞች ትዕዛዝ ያመጹ በመሆናቸው፤ ብርቱን ቁጥጥር የተቆጣጠረናቸውና መጥፎንም ቅጣት የቀጣናቸው ብዙ ናቸው።

وَكَايِن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَدْنَاهَا عَدَابًا ثَقِيلًا ﴿٨﴾

9. የነገራቸውንም ቅጣት ቀመሱ። የነገራቸውም መጨረሻ ኪሳራ ሆነ።

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عِقَبُهُ أَمْرَهَا حُسْرًا ﴿٩﴾

10. አላህ ለእነርሱ ብርቱ ቅጣትን አዘጋጀ። እናንተም በአላህ ያመናችሁ የአእምሮ ባለ ቤቶች ሆይ! አላህን ፍፍ፤ አላህ ወደ እናንተ ግሳዴን በእርግጥ አወረደ፤

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾

11. እነዚያን ያመኑትንና መልካሞችን የሰሩትን ከጨለማዎች ወደ ብርሃን ያወጣ ዘንድ የአላህን አንቀጾች ገላጮች ሲኾኑ በእናንተ ላይ የሚያነብላችሁን መልዕክተኛን ላከ። በአላህም አናቅጽ የሚያምን መልካምን ስራ የሚሰራም ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገነቶች በውስጣቸው ዘለዓለም ዘውታሪዎች ሲሆኑ ያገባዋል አላህ ለርሱ ሲሳይን በእርግጥ አሳመረ።

رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾

12. አላህ ያ ሰባትን ሰማያት የፈጠረ ነው። ከምድርም መሰላቸውን (ፈጥሮአል)፤ በመካከላቸውም ትዕዛዝ ይወርዳል። አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ መሆኑን አላህም በነገሩ ሁሉ በእውቀት ያካበበ መሆኑን ታውቁ ዘንድ (ይህንን አሳወቃችሁ)።

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

ሱረቱ አት ተሀሪም

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. አንተ ነብይ ሆይ! አላህ ላንተ የፈቀደልህን ነገር ሚስቶችህን ማስወደድን የምትፈልግ ስትሆን (ባንተ ላይ) ለምን እርም ታደርጋለህ? አላህ እጅግ ሙሀሪና አዛኝ ነው::

يٰٓأَيُّهَا الَّذِي لِمَ نَحْرَمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾

2. አላህ ለእናንተ የመሐሎቻችሁን መፍቻ ደነገገላችሁ፤ አላህ ረዳታችሁ ነው:: እርሱም ሁሉን አዋቂና እጅግ ጥበበኛ ነው::

قَدْ فَרَضَ اللَّهُ لَكُمْ مَحَلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

3. ነብይ ከሚስቶቹ ወደ አንዷ ወሬን በመሰጠረ ጊዜ (አስታውስ):: እርሱንም በነገረችና አላህ እርሱን ማውራቷን ባሳወቀው ጊዜ ከፊሉን አሳወቀ፤ ከፊሉንም ተወ፤ በእርሱም ባወራት ጊዜ «ይህን ማን ነገረህ?» አለች፤ «ሁሉን አዋቂው እና ውስጠ አዋቂው ነገረኝ» አላት::

وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِ الْعَلِيمِ الْحَكِيمِ ﴿٣﴾

4. (ሁለታችሁም) ወደ አላህ ብትመለሱ ልቦቻችሁ በእርግጥ ተዘንብለዋልና (ትስማማላችሁ):: በእርሱ (ጥቃት) ላይ ብትረዳዱ ግን ረዳቱ አላህ ነው:: ጂብሪልም ከምእምናንም መልካሙ ከዚህም በኋላ መላእክቱ ረዳቶቹ ናቸው::

إِنْ تَوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلَحَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾

5. ሁላችሁንም ቢፈታችሁ ከናንተ የበለጡ ሚስቶች ሙስሊሞች፤ ትክክለኛ አማኞች፤ ታዛዥች፤ ተጻዎች፤ ለአላህ ተገዢዎች፤ ዲሚዎች፤ ፈቴዎችም ደናግልም የሆኑትን ጌታው ሊለውጠው ይከጅላል::

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُنَّ أَرْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنَاطِتٍ تَتَّبِعُنَّ عِبَادَاتٍ سَخِيحَاتٍ تَتَّبِعِينَ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾

6. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! መቀጣጠያዎ ሰዎችና ደንጋዮች ከሆነች እሳት ነፍሶቻችሁንም ቤተሰቦቻችሁንም ጠብቁ፤ በእርሷ ላይ ጨካኝና ኃይለኛ የሆኑ መላዕክት አሉ:: አላህን ያዘዘቸውን ነገር በመጣስ አያምጹም፤ የሚታዘዙትንም ሁሉ ይሰራሉ::

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

7. እናንተ በአላህ የካዳችሁ ሰዎች ሆይ! ዛሬ አታመካኙ፤ የምትመነዱት ያንን ትሰሩት የነበራችሁትን ብቻ ነው (ይባላሉ)::

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا نُحْزِنُكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

8. እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህ ነብዩን እነዚያንም ከእርሱ ጋር ያመኑትን በማያሳፍርበት፤ ብርሃናቸው

نُصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ

በፊቶቻቸውና በቀኞቻቸው የሚሮጥ ሲሆን፡-
 «ጌታችን ሆይ! ብርሃናችንን ሙላልን፤ ለእኛ
 ምህረትንም አድርግልን፤ አንተ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ
 ነህና» በሚሉበት ቀን ጌታችሁ ከናንተ
 ታጢአቶቻችሁን ሊሰርዝላችሁ፤ ከስሮቻቸው ወንዞች
 የሚፈሱባቸውን ገነቶችም ሊያስገባችሁ ይከጅላልና
 ንጹህ የሆነችን ጸጸት በመጸጸት ወደ አላህ ተመለሱ።

سَيَعَاتِبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ
 ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
 وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا
 وَأَعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾

9. አንተ ነብይ ሆይ! ከሓዲያን እና አስመሳዮችን
 ታገል፤ በእነርሱም ላይ በርታ፤ መኖሪያቸውም
 ገሀነም ናት። ምን ትከፋም መመለሻ!

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ
 وَأَعْلَظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوِلُهُمْ جَهَنَّمُ وَيُسَّ
 الْمَصِيرُ ﴿٩﴾

10. አላህ ለእነዚያ ለካዲት ሰዎች የኑህን ሚስት እና
 የሉጥን ሚስት ምሳሌ አደረገ፤ ባሮቻችን ከሆኑ ሁለት
 መልካም ባሪያዎች ስር ነበሩ ከደቸውም፤ ኑሕም
 ሉጥም ከሚስቶቻቸው ምንም የአላህን ቅጣት
 አልገፈተሩላቸውም፤ «ከገቢዎችም ጋር እሳትን ግጥ»
 ተባሉ።

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتٍ
 زُوجٍ وَامْرَأَتٍ لُوْطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ
 عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا
 عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ
 الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾

11. ለእነዚያ ለአመኑትም አላህ የፈርዖንን ሚስት
 ምሳሌ አደረገ። «ጌታዩ ሆይ! አንተ ዘንድ በገነት
 ውስጥ ለእኔ ቤት ገንባልኝ፤ ከፈርዖንና ከስራውም
 አድነኝ፤ ከበደለኞች ህዝቦችም አድነኝ» ባለች ጊዜ።

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتٍ
 فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي
 الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي
 مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

12. የዒምራን ልጅ መርያምንም ያችን ብልቷን
 የጠበቀችውን ምሳሌ አደረገ። በእርሷም ውስጥ
 ከመንፈሳችን ነፋን። በጌታዋ ቃላትና በመጽሐፍቱም
 አረጋገጠች፤ ከታዘዣችም ነበረች።

وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَتْ فَرْجَهَا
 فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ
 رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنَ الْفَائِزِينَ ﴿١٢﴾

ሱረቱ አል ሙልክ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ያ ንግስና በእጁ የሆነው አምላክ ችግራቸው በዛ:: تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ እርሱም በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው::

2. ያ የየትኛችሁ ስራ ይበልጥ ያማረ መሆኑን ሊሞክራችሁ ሞትንና ህይወትን የፈጠረ ነው:: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ ﴿٢﴾ እርሱም አሸናፊና መሀሪ ነው::

3. ያ ሰባቱን ሰማያት የተነገበሩ ሆነው የፈጠረ ነው:: الَّذِي خَلَقَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴿٣﴾ በአል ረሀማን አፈጣጠርም ውስጥ ምንም ቅንጣት ያህል መዛነፍን (መቃረንና መበላሸት) አይታይም:: ዓይንህንም መልስ:: ከስንጥቆች አንዳችን ታያለህን?

4. ከዚያም ዓይንህን መላልስ:: ዓይንህ ተዋርዶ (ተናንሶ)፤ እርሱም የደከመ ሆኖ ወደ አንተ ይመለሳል:: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِدًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾

5. ቅርቤቱን ሰማይም በእርግጥ በመብራቶች (በከዋክብት) አጌጥናት:: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٥﴾ ለሰይጣናትም መቀጥቀጫዎች አደረግናት፤ ለእነርሱም ተንቀልቃይ የእሳትን ቅጣት አዘጋጀንላቸው::

6. ለእነዚያም በጌታቸው ለካዳት የገሀነም ቅጣት አላቸው:: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَسِئَسِ الْمَصِيرِ ﴿٦﴾ መመላሸይቱም ገሀነም ከፋች!

7. በውስጡ በተጣሉ ጊዜ እርሷ የምትፈላ ስትሆን ከእርሷ እንደ (አሁያ) ማናፋትን ይሰማሉ:: إِذَا أَلْفَا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ﴿٧﴾

8. ከቁጭቷ የተነሳ ልትቆራረጥ ትቀርባለች:: نَكَدًا تَمَيَّرُ مِنَ الْعَيْظِ كُلَّمَا أَلْفَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمْ خَزَنَتَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ በውስጡ ቡድኖች በተጣሉ ቁጥር «ዘበኞቿ (ስለዚህ ቀን) አስፈራሪ (ነብይ) አልመጣላችሁም ነበርን?» በማለት ይጠይቋቸዋል::

9. «አይደለም በእርግጥ አስፈራሪ መጥቶልናል:: قَالَوَا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ አስተባባልንም:: አላህም ምንንም አላወረደም:: እናንተ አውርዷል ስትሉ፤ በትልቅ ስህተት ውስጥ እንጂ አይደላችሁም አልን» ይላሉ::

10. «የምንሰማ ወይም የምናስብ በነበርን ኖሮ የእሳት ዳዶች ባልሆን ነበር» ይላሉ:: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾

11. በኃጢአታቸውም ያምናሉ:: فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِّقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ ለእሳት ዳዶችም በኃጢአት መራቅ ተገባቸው::

12. እነዚያ ጌታቸውን በሩቁ የሚፈሩ ለእነርሱ **إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾**
 ምህረትንና ታላቅ ምንዳ አለላቸው።

13. (ሰዎች ሆይ!) ቃላችሁንም መስጥሩ። ወይም በእርሱ ጩሁ። እርሱ በልቦች ውስጥ ያለን ሁሉ አዋቂ ነው። **وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾**

14. የፈጠረን አምላክ እርሱ እውቀት ረቂቁ ውስጠ አዋቂው ሲሆን (ሚስጢርን) ሁሉ አያውቅምን? **أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾**

15. እርሱ ያ ምድርን ለእናንተ የተገራች ያደረገላችሁ ነው። በጋራዎቿና በሙንገዶቿም ሂዳ። ከሲሳዮም ብሉ። (ኋላ) መመለሻችሁም ወደ እርሱ ብቻ ነው። **هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾**

16. በሰማይ ያለው ጌታ በእናንተ ምድርን እንደማያሰምጥባችሁ ወዲያውም እርሷም (እናንተኑ ውጣ) የምታረገርግ እንደማትሆን ትተማመናላችሁ? (አትፈሩምን?)። **أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ ﴿١٦﴾**

17. ወይስ በሰማይ ያለው ጌታ በእናንተ ላይ ጠጠርን ያዘለች ንፋስን እንደሚልክባችሁ ትተማመናላችሁ? (አትፈሩም?) ማስጠንቀቂያም እንዴት እንደሆነ ወደ ፊት ታውቃላችሁ **أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴿١٧﴾**

18. እነዚያ ከእነርሱ በስተፊት የነበሩትም **وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿١٨﴾**
 አስተባበሉ። ጥላቻየም እንዴት ነበር (አስተውል)፤

19. ከበላያቸው ሰልፍ ሰርተው ወዳሉ ወጮች አይመለከቱምን? ክንፎቻቸውን ያጥፋሉ። ከአር-ረሀማን ሌላ የሚይዛቸው የለም። እርሱ ሁሉን ነገር አዋቂ ነው። **أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الظَّيْرِ فَوَقَّهُمْ صَفَدَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمِسُّهُمْ إِلَّا الرِّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَصِيبٌ ﴿١٩﴾**

20. በእውነት ያ እርሱ ከአር-ረሀማን ሌላ የሚረዳችሁ ለእናንተ የሆነ ሰራዊት ማነው? ከሐዲያን በመታለል ውስጥ እንጂ በሌላ ላይ አይደሉም። **أَمْنَ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾**

21. ወይም ሲሳዮን ቢይዝባችሁ ያ ሲሳይን የሚሰጣችሁ ማነው? በእውነት እነርሱ በሞገድና በመደንበር ውስጥ ጸኑ። **أَمْنَ هَذَا الَّذِي يَرِزُّكُمْ إِذْ أَمْسَكَ رِزْقُهُ بَلْ لَّجُوا فِي غَتٍ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾**

22. በፊቱ ላይ ተደፍቶ የሚሄድ ሰው ይበልጥ የተቀና ነውን? ወይስ በቀጥተኛው መንገድ ላይ ተስተካክሎ የሚሄድ? **أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾**

23. እርሱ! ያ አላህ የፈጠራችሁ፤ ለእናንተም መስሚያና ማያዎች፤ ልቦችንም ያደረገላችሁ ነው። ጥቂትንም አታመሰግኑምን በላችው። **قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾**

24. እርሱ ያ በምድር ላይ የበተናችሁ ነው። ወደ **قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ** እርሱም ትሰበሰባላችሁ በላቸው።

25. «እውነተኞችም እንደሆናችሁ ይህ ቀጠሮ መቼ **وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ** ነው ተፈፃሚ የሚሆነው?» ይላሉ።

26. እውቀቱ ከአላህ ዘንድ ብቻ ነው። እኔ ግልጽ **قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ** አስፈራሪ እንጂ ሌላ አይደለሁም በላቸው።

27. (ቅጣቱ) ቅርብ ሆኖ ባዩትም ጊዜ የእነዚያ የካዱት ሰዎች ፊቶች ይከፋሉ። ይህ ያ በእርሱ ትከራከሩበት **فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ** የነበራችሁት ነው ይባላሉም።

28. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አያችሁን? እስኪ ንገሩኝ? አላህ ቢገድለኝ ከእኔ ጋር ያሉትንም **قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ** (እንደዚሁ) ወይም በማቆየት ቢያዝንልን ከሐዲያንን ከአሳማሚ ቅጣት የሚያድን ማን ነው? በላቸው።

29. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) እርሱ ያ **قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ عَامِتًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** (እመኑበት የምላችሁ) አር-ረሀማን ነው። እኛ በእርሱ አመንን። በእርሱም ላይ ተጠጋን። ወደ ፊትም በግልጽ መሳሳት ውስጥ የሆነው እርሱ ማን እንደሆነ በእርግጥ ታውቃላችሁ በላቸው።

30. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አያችሁ **قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ** (እስኪ ንገሩኝ?) ውሃችሁ ሰራጊ ቢሆን (ወደ መሬት ቢሰርግ) ፈሰሽን (ምንጭን) ውሃ የሚያመጣላችሁ ማን ነው? በላቸው።

ሱረቱ አል ቀለም

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ኑን፤ በብዕር እና በዚያም በሱ በሚጽፉት ሁሉ እምላላሁ:: ﴿ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾

2. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተ በጌታህ ጸጋ ምክኒያት ዕብድ አይደለህም:: ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾

3. ላንተም ከጌታህ የማይቋረጥ ምንዳ (የልፋት ዋጋ) በእርግጥ አለህ:: ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾

4. አንተም በታላቅ ጸባይ ላይ ነህ:: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

5. ወደ ፊት አንተም ታያለህ፤ እነርሱም ያያሉ፤ ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصُرُونَ ﴿٥﴾

6. ዕብደት በማንኛችሁ እንዳለ (እብዱ ማን እንደሆነ):: ﴿ يَا أَيُّكُمْ الْمَقْتُولُ ﴿٦﴾

7. ጌታህ ከመንገዱ የተሳሳተውን ሰው አዋቂ ነው:: ወደ ቀናው መንገድ ተመሪዎችንም አዋቂ ነው:: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾

8. ስለዚህ ለአስተባባይ (ሁሉ) አትታዘዝ:: ﴿ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾

9. (አስተባባዩች) ብትመሳሰላቸውና እነርሱም ቢመሳሰሉህ ተመኙ:: ﴿ وَذُوا لَوْ تَذٰهُنُ فَيٰذٰهُنُوۡنَ ﴿٩﴾

10. መሐለኛን ወራዳን ሁሉ አትታዘዝ:: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾

11. ሰውን አነዋሪን፤ ነገር አሳባቂን፤ ﴿ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾

12. ለበጎ ነገር በጣም ከልካይን፤ ወሰን አላፊን፤ ታጢአተኛንም፤ ﴿ مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾

13. ልቦ ደረቅን ከዚህ ሁሉ በተጨማሪ የዝሙት ልጅ ዲቃላን (አትታዘዝ):: ﴿ عُنَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾

14. የገንዘብና የልጆች ባለቤት በመሆኑ (ያስተባብላል):: ﴿ أٰنْ كٰنَ ذَا مٰلٍ وَبٰنِيۡنَ ﴿١٤﴾

15. በእርሱ ላይ እንቀጾቻችን በሚነበቡ ጊዜ «የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ተረቶች ናቸው» ይላል:: ﴿ اِذَا تَتٰلٰى عَلَيْهِ ءَاٰیٰتُنَا قٰلَ اَسْطٰیۡرٌ اَلَّاۤءِیۡنَ ﴿١٥﴾

16. በአፍንጫው ላይ በእርግጥ (የሚነወርበት) ምልክትን እናደርግበታለን:: ﴿ سَنَسِیۡهُ وَاَعۡلٰی اَلۡخُرٰطُوۡمِ ﴿١٦﴾

17. እኛ እነዚያን የአትክልቱን ባለቤቶች ማልደው ፍሬዋን ሊለቅሟት (አላህ ቢሻ ሳይሉ) በማለት ጊዜ እንደሞከርን ሁሉ የመካ ሰዎችንም ሞከርናቸው:: ﴿ اِنَّا بَلَوۡنٰهُمۡ کَمَا بَلَوۡنَاۤ اَصۡحٰبَ الۡجَنَّةِ اِذْ اَقۡسَمُوۡا لَیۡصِرُنَّهَا مُصۡبِحٰیۡنَ ﴿١٧﴾

18. (በመሐላቸው) አያስቀሩምም:: ﴿ وَلَا یَسۡتَتۡنُوۡنَ ﴿١٨﴾

19. እነርሱ የተኙ ሆነውም ሳሉ ከጌታህ የሆነ ዘረ ቀለም ላይ ዘረባት። فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾

20. እንደ ሌሊት ጨለማ የከሰሉሽ ሆኖ አነጋሻ (አደረሻ)። فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾

21. ያነጉም ሆነው ተጠራሩ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾

22. "ቆራጮች እንደ ሆናችሁ ወደ እርሻችሁ ለመሄድ ማልዱ በማለት" (ተጠራሩ)። أِن أَعْدُوا عَلَىٰ حَرِّكُمْ إِن كُنْتُمْ صَرِيمِينَ ﴿٢٢﴾

23. እነርሱ የሚያሸካሹኩ ሆነው ሄዱም። فَأَنْظَلُوا وَهُمْ يَتَخَلَّفُونَ ﴿٢٣﴾

24. ዛሬ በእናንተ ላይ አንድም ድሃ እንዳይገባት በማለትና أِن لَّا يَدْخُلْتُهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينِينَ ﴿٢٤﴾

25. ድሆችን በመከልከልም ላይ በሀሳባቸው ቻዮች ሆነው ማለዱ። وَعَدُوا عَلَىٰ حَرِّ قَدِيرِينَ ﴿٢٥﴾

26. ከዚያ ተቃጥሎ በየዋት ጊዜ (እንዲህ) አሉ። «እኛ በእርግጥ ተሳሳቾች ነን፤ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ﴿٢٦﴾

27. «ይልቁንም እኛ ከአላህ የተከለከልን እደለ ቢሰሻ ነን» አሉ። بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾

28. (ከመካከላቸው) ትክክለኛቸው (አስተዋደቸው)፡ - «እናንተ አላህን ለምን አታጠሩም (አታወሱም) አላልኳችሁም ነበርን?» አለ። قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا نُسَيِّحُونَ ﴿٢٨﴾

29. «(ሁላቸውም) ጌታችን ጥራት ይገባው፤ እኛ በዳዩች ነበርን» አሉ። قَالُوا سُبْحٰنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾

30. እርስ በራሳቸው የሚወቃቀሱም ሆነው ከፊሎቻቸው በከፊሉ ላይ መጡ። فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَمَّظُونَ ﴿٣٠﴾

31. «ዋ፤ጥፋታችን፤ እኛ ድንበር አላፈዎች ነበርን» አሉ። قَالُوا يَبُوءَلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِعِينَ ﴿٣١﴾

32. «ጌታችን ከእርሷ የተሻለን (አትክልት) ሊለውጠን ይከጀላል። እኛ ወደ ጌታችን ከጃዩች ነን» አሉ። عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّمَّهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾

33. (የአላህ) ቅጣቱ ልክ እንደዚሁ ነው። የመጨረሻይቱም ዓለም ቅጣት ከዚህ የበለጠ ከባድ ነው። የሚያውቁ ቢሆኑ ኖሮ (ከዚህ ቅጣት በተጠነቀቁ ነበር)። كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْلَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

34. ለጥንቁቆች በጌታቸው ዘንድ መጠቀሚያ ገነቶች አሏቸው። إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾

35. ሙስሊሞችን እንደ ከተዲያን እናደርጋለን? (አናደርግም)። أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾

36. ለእናንተ ምን (አስረጂ) አላችሁ? እንዴት ትፈርዳላችሁ(ምን ነካችሁ)። مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾

37. በእውነቱ ለእናንተ በእርሱ የምታጠኑበት መጽሐፍ አላችሁን? أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾

38. በውስጡ ለእናንተ የምትመርጡት አላችሁን? (የሚል):: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾

39. ወይስ «ለእናንተ የምትፈርዱት አላችሁ» በማለት (ቃል ኪዳን የገባንላችሁ) እስከ ትንሳኤ ቀን ደራሽ የሆኑ መሐላዎች ለእናንተ በእኛ ላይ አሏችሁን? أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾

40. በዚህ ማንኛቸው ተያያዥ እንደ ኾነ ጠይቃቸው: سَلَّمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِدَلِكِ زَعِيمٍ ﴿٤٠﴾

41. ወይስ ለእነርሱ (በፍርዳቸው ተስማሚ) ተጋሪዎች አሏቸውን? እውነተኛቸውም እንደሆኑ ተጋሪዎቻቸውን ያምጡ:: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ فَلَيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤١﴾

42. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ያን ባት የሚገለጥበትን፤ (ከሐዲያን) ወደ መስገድ የሚጠሩበትና የሚይችሉበትን ቀን (አስታውስ):: يَوْمَ يُكْتَفَىٰ عَنِ سَاقٍ وَيُذْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾

43. ዓይኖቻቸው የፈሩ፤ ውርደት የምትሸፍናቸው ሲሆኑ (ወደ ስግደት የሚጠሩበትን):: እነርሱ (በምድረ ዓለም) ደህና ሆነው ሳሉ ወደ ስግደት በእርግጥ ይጠሩ ነበሩ:: خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُذْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿٤٣﴾

44. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በመሆኑም እኔን በዚህ ንግግር ከሚያስተባብሉት ሰዎች ጋር ተወኛ፤ (ለእነርሱ እኔ እበቃሃለሁ):: ከማያውቁት ስፍራ አዘናግተን እንይዛቸዋለን:: فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْخَبِيرِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

45. እነርሱንም አዘገያቸዋለሁ:: (ዘዴዬ) ብቀላየ ብርቱ ነውና:: وَأْمَلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾

46. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ወይንስ በእውነቱ (በማስተማርህ) ዋጋን እንዲከፍሉህ ትጠይቃቸዋለህን? ስለዚህ እነርሱ ከዕዳ የተከበዱ ናቸውን? أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾

47. ወይስ ከእነርሱ ዘንድ የሩቁ ምስጢር እውቀት አለን? ስለዚህ እነርሱ ይጽፋሉን? أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٤٧﴾


48. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ)፤ ለጌታህ (ዉሳኔ) ፍርድ ታገስ:: (በመሰላጩትና ባለ መታገስ) እንደ ዓሳው ባለቤት እንደ (ነብዩ ዩኑስ) አትሁን:: እርሱ በጭንቀት የተሞላ ሆኖ (ጌታውን) በተጣራ ጊዜ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْأُخْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾

49. ከጌታው የሆነ ጸጋ ባላገኘው ኖሮ በምድረ በዳ ተወቃሽ ሆኖ በተጣለ ነበር።
 وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾

50. ጌታዉም (በነብይነት) መረጠው። ከደጋጎችም አደረገው።
 فَأَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾

51. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እነሆ እነዚያ በአላህ የካዱት ሰዎች ቁርአኑን በሰሙ ጊዜ በዓይኖቻቸው (ሊያጠፉ) ይቃረባሉ፤ «እርሱም በእርግጥ እብይ ነዉም» ይላሉ።
 وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾

52. እርሱ ግን ለዓለማት መገሰጫ (ገሰጫ) እንጂ ሌላ አይደለም።
 وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾



በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሊሁ)።

1. እውነትን አረጋጋጫቱ (ትንሳኤ)።
 الْحَاقَّةُ ﴿١﴾

2. አረጋጋጫቱ (እርሷ) ምንድን ናት!
 مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾

3. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አረጋግጫቱም ምን እንደሆነች ምን አሳወቀህ?
 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾

4. የሰሙድና የዓድ ህዝቦች በቆርቋሪይቱ (ትንሳኤ) ቀን አስተባበሉ።
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾

5. የሰሙድ ህዝቦችዉ ወሰን በሌላት ነፋስ ጩኸት ተጠፉ።
 فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾

6. የዓድ ህዝቦችዉ በኃይል በምትንሻሻ ብርቱ ነፋስ ተጠፉ።
 وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾

7. ተከታታይ በሆነ ሰባት ሌሊቶችና ስምንት ቀናቶች ውስጥ በእነርሱ ላይ ለቀቃት። ህዝቦችንም፤ በውስጧ የተጣሉ ሆነው ልክ ክፍት እደሆኑ የበሰበሱ የዘንባባ ግንዶች ታያቸዋለሁ።
 سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَمْعَ لَيَالٍ وَتَمَنِيَةٍ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازٌ مُّخْلِ حَاوِيَةٍ ﴿٧﴾

8. ከእነርሱ መካከል ቀሪን ታያለህን?
 فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾

9. ፈርዖን፤ ከበፊቱ የነበሩትን ሰዎችም፤ ተገልባጮችም (የሉጥ ሰዎች ከተሞች) ኃጢአት ፈጸሙ።
 وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكِثَ بِالْحَاطِطَةِ ﴿٩﴾

10. የጌታቸውንም መልዕክተኛ ትዕዛዝ ጣሱ፤ የበረታችንም ቅጣት ቀጣቸው።
 فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾

11. እኛ ውሃው ባየለ ጊዜ በተንሳፋሬይቱ ታንኪ ውስጥ ጫንናችሁ።
 إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلَتَكُم فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾

12. ይህንም ያደረግነው ለእናንተ መገሰጫ ልዩደርጋትና አጥኚ የሆነችም ጆሮ ታጠናት ዘንድ ነው። ﴿١٢﴾

13. በቀንዱ አንዲት መነፋት በተነፋች ጊዜ። ﴿١٣﴾ فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةً وَاحِدَةً

14. ምድርና ጋራዎች (ከየስፍራቸው) በተነሱና ወጪተ ለገቢያት ልገባቸው ወጪተ ልገባቸው ነው። ﴿١٤﴾ وَمَحِلَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً

15. በዚያ ቀን (ትንሳኤ) ትከሰታለች። ﴿١٥﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

16. ሰማይም ትቀደዳለች። በመሆኑም እርሷ በዚያ ቀን ደካማ ናት። ﴿١٦﴾ وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ

17. መላዕክትም በየጭጭቻ ላይ ይሆናሉ። የጌታህንም ዓርሽ በዚያ ቀን ስምንት መላዕክት ከበላያቸው ይሸከማሉ። ﴿١٧﴾ وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ كَمَنِيَّةٍ

18. በዚያ ቀን ከናንተ ተደባቂ (ነገሮች) የማይደበቁ ሲሆኑ ትቀረባላችሁ። ﴿١٨﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

19. ያ መጽሀፍን በቀኝ እጁ የተሰጠ ሰውማ (ላጋደኞቹ እንዲህ) ይላል: «እነኩ መጽሐፊን አንብቡ፤ ﴿١٩﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَقْرَبُوا مِنِّي كِتَابِيَّةً

20. «እኔ ምርመራዬን የምገናኝ መሆኔን አረጋገጥኩ። » (ይላል) ﴿٢٠﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسَابِيَّةً

21. እርሱም በተወደደች ኑሮ ውስጥ ይሆናል። ﴿٢١﴾ فَهَوَىٰ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ

22. በከፍተኛይቱ ገነት ውስጥ፤ ﴿٢٢﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

23. ፍሬዎቿ ቅርቦች የሆኑ። ﴿٢٣﴾ فُظُوفُهَا دَانِيَةٌ

24. በአለፉት ቀናት ውስጥ (በምድረ ዓለም) ባስቀደማችሁት ምክንያት ብሉ፤ ጠጡም ይባላሉ። ﴿٢٤﴾ كُلُّوْا وَأَشْرَبُوْا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

25. ያ መጽሐፍን በግራው የተሰጠ ሰው ደግሞ (እንዲህ) ይላል: «ዋ ጥፋቴ ምነው መጽሐፊን ባልተሰጠሁ፤ ﴿٢٥﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ بَلِّغْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَّةً

26. «ምርመራዬም ምን እንደሆነ ባላወቅሁ፤ ﴿٢٦﴾ وَلَمْ أُدْرِ مَا حَسَابِيَّةً

27. «ሞት ምነው የህይወቴ የመጨረሻ ፍፃሜ በሆነች፤ ﴿٢٧﴾ بَلِّغْتَنِيهَا كَأَنِّي الْقَاضِيَةَ

28. «ገንዘቤ ከእኔ ምንንም አልጠቀመኝም፤ ﴿٢٨﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةً

29. «ስልጣኔ ከእኔ ላይ ጠፋ» ይላል። ﴿٢٩﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةً

30. ያዙት ከዚያ እጁን ከአንገቱ ጋር እሰሩት፤ ﴿٣٠﴾ خُذُوْهُ فَعُلُوْهُ

31. ከዚያ በእሳት ውስጥ አስገቡት፤ ﴿٣١﴾ ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلَوُهُ

32. ከዚም እርዝመቷ ሰባ ክንድ በሆነች ሰንሰለት ደራሲቱ አስገቡት።
ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾

33. እርሱ ታላቅ በሆነው አላህ አያምንም ነበርና፤
إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾

34. ድሆችንም በማብላት ላይ አያነሳሳም ነበርና።
وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣٤﴾

35. ለእርሱ ዛሬ እዚህ ቦታ ዘመድ ማንም የለውም።
فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾

36. ምግብም ከእሳት ሰዎች ቁስል እጣቢ እኸፍ በስተቀር የለውም።
وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسَلِينِ ﴿٣٦﴾

37. ይህን ምግብ ኃጢአተኞች እንጂ ሌላ አይበላውም ይባላል።
لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٣٧﴾

38. በምታዩት ነገር ሁሉ እምላለሁ ።
فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾

39. በማታዩትም ነገር ሁሉ እምላለሁ ።
وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾

40. ቁርኣን የተከበረው መልዕክተኛ ቃል ነው።
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾

41. እርሱም የባለ ቅኔ ገጣሚ ቃል አይደለም። ጥቂትን ብቻ ታምናላችሁ።
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ﴿٤١﴾

42. የጠንቋይም ቃል አይደለም። ጥቂትን ብቻ ታስታውሳላችሁ።
وَلَا يَقُولُ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

43. ከዓለማት ጌታ የተወረደ ነው።
تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾

44. በእኛ ላይም ከፊልን ቃላት እንኳን (ያላልነው) በቀጠፈ ኖሮ፤
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾

45. በኃይል በቀጠነው ነበር።
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾

46. ከዚያ ከእርሱ የልቡን ስር የተጠላጠለበትን (ጅማት) በቆረጥን ነበር።
ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾

47. ከናንተም ውስጥ ከእርሱ ላይ ከልካዎች ምንም አይኖሩም።
فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَلِيزِينَ ﴿٤٧﴾

48. እርሱ (ቁርኣን) ለጥንቅቆቹ ብቻ መገሰጫ ነው።
وَإِنَّهُ لَتَذَكَّرٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

49. እኛም ከናንተ ውስጥ አስተባባዪዎች መኖራቸውን በእርግጥ እናውቃለን።
وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِبِينَ ﴿٤٩﴾

50. እርሱ (ቁርኣንም) በከተዲያን ላይ ጸጸት ነው።
وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

51. እርሱም የተረጋገጠ እውነት ነው።
وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾

52. እናም የታላቁን ጌታህን ስም (ታላቁን ጌታህን) አጥራው።
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

ሱረቱ አል መዓሪጅ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ወዳቂ (ተከሳች) ከሆነው ቅጣት ጠያቂ ጠየቀ:: سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ①
2. ከተዲያን ላይ (ወዳቂ ከሆነው) ለእርሱ መላሽ የለዉም:: لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ②
3. የ (ሰማያት) መሰላሎች ባለቤት ከሆነው አላህ (መላሽ የለዉም):: مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ③
4. መላዕክትና መንፈሱም ልኩ ሀምሳ ሺህ ዓመት በሆነ ቀን ውስጥ ወደ እርሱ (ይወጣሉ):: تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ④
5. መልካምን ትዕግስት ታገስ:: فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ⑤
6. እነርሱ ያንን ቀን ሩቅ አድርገው ያዩታል:: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ⑥
7. እኛም ቅርብ ሆኖ እናየዋለን:: وَنَزَلَهُ قَرِيبًا ⑦
8. ሰማይ እንደ ዘይት አተላ በምትሆንበት ቀን፤ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ⑧
9. ጋራዎችም በተለያዩ ቀለማት እንደ ተነከረ ሱፍ (ንፋስ) እንደበተነውና እንደሚያበረው በሚሆኑበት ቀን፤ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ⑨
10. ዘመድም ዘመድን በማይጠይቅበት ቀን መላሽ የለዉም:: وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ⑩
11. (ዘመዶቻቸውን) ያዩዋቸዋል፤ አመጸኛው ከዚያ ቀን ስቃይ (ነፍሱን) በልጆቹ ቤዛ ሊያደርግ ይመኛል:: يُبْصِرُونَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرَمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيذٍ بَيْنِيهِ ⑪
12. በሚስቱም በወንድሙም፤ وَصَلِحَ بَيْنَهُ وَأَخِيهِ ⑫
13. በዚያች በምታስጠጋው ጎሳውም፤ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُفْوِيهِ ⑬
14. በምድርም ላይ ባለው ሁሉ (ሊበኸ) ከዚያ ሊያድነው (ይመኛል):: وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ⑭
15. ይተው፤ እርሷ (እሳቲቱ) ነዲድ እሳት ናት:: كَلَّا إِنَّهَا لَأَطْنَى ⑮
16. የራስን ቅል ቆዳ የምትሞሽልቅ ስትሆን፤ نَزَاعَةً لِّلنَّسْوَى ⑯
17. (ከእምነት) የዘረንና የሸሸን ሰው (ወደ እርሷ) ትጠራለች:: تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ⑰
18. ገንዘብን የሰበሰበንና ዘካውን ሳይሰጥ የቆጠረንም (ትጠራለች):: وَجَمَعَ فَأَوْعَى ⑱
19. ሰው ቅጠ ቢስ ሆኖ ተፈጠረ:: * إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٌ ⑲
20. ክፉ ነገር ባገኘው ጊዜ ብስጭተኛ፤ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ⑳

21. መልካምም ነገር (ድሎት) ባገኘው ጊዜ ከልካይ ሆኖ ተፈጠረ።

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾

22. ሰጋጆች ብቻ ሲቀሩ።

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾

23. እነዚያ እነርሱ በስግደታቸው ላይ ዘወታሪዎች የሆኑት።

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾

24. እነዚያም በገንዘቦቻቸው ላይ የታወቀ መብት ያለባቸው የሆኑት፤

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ

25. ለሌሎች እና ከልመና ለሚቆጠብም መብት (ያለባቸው የሆኑ)፤

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

26. እነዚያም በፍርድ ቀን እውነት የሚሉት የሚያረጋግጡ።

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾

27. እነዚያም እነርሱ ከጌታቸው ቅጣት ፈሪዎች የሆኑት።

وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾

28. የጌታቸው ቅጣት የማያስተማምን ነው።

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾

29. እነዚያም እነርሱ ብልቶቻቸውን ጠባቂዎች የሆኑት፤

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾

30. በሚስቶቻቸው ወይም እጆቻቸው በያዙዎቸው ባሮች ላይ ሲቀር። እነርሱ በነዚህ የማይወቀሱ ናቸውና።

إِلَّا عَلَىٰ أَرْجُلِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾

31. ከዚያ ወዲያ የፈለገ እነዚያ እነርሱ ድንበር አላፈዎች ናቸው።

فَمَنْ أَتَّبَعَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

32. እነዚያም እነርሱ አደራዎቻቸውና ቃል ኪዳናቸውን ጠባቂዎች የሆኑት።

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾

33. እነዚያም እነርሱ በምስክሮቻቸው ላይ ቀጥ ያሉት።

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾

34. እነዚያም እነርሱ በሰላቶቻቸው ላይ የሚጠባበቁት።

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾

35. እነዚያ (ከዚህ በላይ የተወሱት ሁሉ) በገንቶች ውስጥ የሚከበሩ ናቸው።

أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرُمُونَ ﴿٣٥﴾

36. እነዚያ (በአላህ) የካዱት ወደ አንተ በኩል አንገቶቻቸውን መዘው የሚያተኩሩት ምን አላቸው?

فَمَا لِالَّذِينَ كَفَرُوا بِبَيْتِكَ مَهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾

37. ከቀኝና ከግራ ክፍልፍል ቡድኖች ሲሆኑ፤

عَنِ الْبَيْتِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾

38. ከእነርሱ እያንዳንዱ ሰው የጸጋይቱን ገነት መግባትን ይክጅላልን?

أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَّعِيمٍ ﴿٣٨﴾

39. ይከልከል፤ በፍጹም እኛ ከሚያውቁት ነገር (ከፍተወት ጠብታ) ፈጠርናቸው።

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

40. (እናም ጉዳዩ ከሐዲያን እንደሚሉት አይደለም)::
 በምስራቆችና በምዕራቦች ጌታ እምላሊሁ፤ እኛ በእርግጥ ቻዮች ነን::

فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ ﴿٤٠﴾

41. ከእነርሱ የተሻለን በመለወጥ ላይ እኛም ተሸናፊዎች አይደለንም::

عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ ﴿٤١﴾

42. ያንንም የሚሰፈራሩበትን ቀናቸውን እስከሚያገኙ ድረስ ተዋቸው፤ በአሉባልታዎችም ዉስጥ ይዋኙ፤ ይጫወቱም::


فَذَرْهُمْ يُخَوْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٤٢﴾

43. ያ ቀን ወደ ጣዖት እንደሚሸቀዳደሙ ሆነው ከመቃብሮቻቸው ፈጥነው የሚወጡበትን ቀን ነው::

يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصْبٍ يُؤْفُضُونَ ﴿٤٣﴾

44. ዓይኖቻቸው ያፈሩ ሆነው፤ ውርደት ትሸፍናቸዋለች:: ይህ ቀን ያ ይሰፈራሩበት የነበሩት ቀን ነው::

خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهَفُوهُمْ ذَلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾



በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሊሁ)::

1. እኛ ኑህን ህዝቦችህን አሳማሚ ቅጣት ሳይመጣቸው በፊት አስጠንቅቅ በማለት ወደ ወገኖቼ ላክነው::

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾

2. እርሱም አለ:- «ሀዝቦቼ ሆይ! እኔ ለእናንተ (የቸገራችሁን) ገላጭ የሆንኩ አስጠንቃቂ ነኝ::

قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾

3. «አላህን ተገዙት-ፍሩት፤ እኔንም ታዘዙኝ በማለት አስጠንቃቂ ነኝ::

إِن أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ﴿٣﴾

4. «ለእናንተ ኃጢአታችሁን ይምራል እስከ ተወሰነ ጊዜም ያቆያችኋል:: አላህ የወሰነው ጊዜ በመጣ ወቅት ግን ለአፍታም አይቆይም:: በትክክል የምታውቁት ብትሆኑ ኖሮ በታዘዘችሁ ነበር::»

يَعْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

5. ስለተቃወሙትም «ጌታየ ሆይ! እኔ በሌሊትም ሆነ በቀን ህዝቦቼን ጠራሁ::

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾

6. «ጥሪዎም ይበልጥ መሸሸን እንጂ ሌላ አልጫመረላቸዉም::

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾

7. «እኔም ለእነርሱ ትምራቸው ዘንድ ወደ እምነት በጠራኋቸው ቁጥር ጣቶቻቸውን በጀሮዎቻቸው ውስጥ አደረጉ:: ልብሰቻቸውንም ተከናነቡ:: በመጥፎ ስራቸው ላይ ዘወተሩም:: ያለ ልክ መኩራትንም ኮሩ::

وَإِنِّي لَكُنَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِيَتَّعِفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْلِبَهُمْ فِي عَادَاتِهِمْ وَأَسْتَعْسَفُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرَرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا أَسْتَكْبَرًا ﴿٧﴾

8. «ከዚያ እኔ በግልጽ ጠራኝቸው።» **ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۝۸**

9. «ከዚያ እኔ ለእነርሱ ጥሪየን ይፋ አደረኩ። ለእነርሱ መመስጠርን መሰጠርኩም» አለ። **ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝۹**

10. «እንዲህም አልኩ፡ ጌታችሁን ምህረትን ለምኑት። እርሱም በጣም መሀሪ ነውና።» **فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝۱۰**

11. «በእናንተ ላይ ዝናምን ተከታታይ አድርጎ ይልካል።» **يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝۱۱**

12. «ገንዘቦችና ልጆችንም ይለግሳችኋል። ለእናንተ አትክልቶችን ያደርግላችኋል። ለእናተም ወንዞችን ያደርግላችኋል አልኳቸው።» **وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبِينَنَّ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَدًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَرًا ۝۱۲**

13. ለአላህ ተገቢውን ልቅና የማትሰጡበት ምክንያት ለእናንተ ምን አላችሁ? **مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝۱۳**

14. በልዩ ልዩ (በተለያዩ) እርከኖች (ሁኔታዎች) በእርግጥ የፈጠራችሁ ሲሆን። **وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا ۝۱۴**

15. አላህ ሰባት ሰማያትን አንዱ በአንዱ ላይ የተነባበረ ሲሆን እንዴት እንደፈጠረ አታዩምን? **طَبَاقًا ۝۱۵**

16. በውስጣቸውም ጨረቃን አብሪ አደረገ። **وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۝۱۶**

17. አላህም ከምድር ማብቀልን አበቀላችሁ። **وَاللَّهُ أَنْثَبَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝۱۷**

18. ከዚያም በውስጧ ይመልሳችኋል። **ثُمَّ يُعِيدْكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجْكُمْ إِخْرَاجًا ۝۱۸**

19. አላህም ምድርን ለእናንተ ምንጣፍ አደረጋት። **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝۱۹**

20. ከእርሷ ሰፋፊዎችን መንገዶች ትገቡ ዘንድ። **لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝۲۰**

21. ኑሕም አለ፡- «ጌታዩ ሆይ! እነርሱም አመዱብኝ ገንዘቡና ልጁም ከጥፋት በስተቀር ያልጨመረላትን ሰው ተከተሉ።» **قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مِنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُمْ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ۝۲۱**

22. «ከባድንም ተንኮል ያሴሩትን ሰዎች ተከተሉ።» **وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ۝۲۲**

23. መሪዎችም አሉ፡- «አማልክቶቻችሁን፤ ወድንንም፤ ሰዎሪንንም፤ የጉስንንም፤ የዑቅንና ነስርንም አትተው።» **وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَעُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝۲۳**

24. «በእርግጥ (እነዚህ መሪዎች ወይም ጣኦቶች) ብዙዎችን ሰዎች አሳሳቱ። ከሐዲያንንም ጥመትን እንጂ ሌላን አትጨምርላቸው» አለ። **وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝۲۴**

25. በኃጢአቶቻቸው ምክንያት ተሰመጡ። እሳትንም እንዲገቡ ተደረጉ። ለእነርሱም ከአላህ ሌላ የሆኑ ረዳቶችን አላገኙም። **مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْرِفُوا فَأَذْخَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ۝۲۵**

26. ኑህም አለ:- «ጌታዩ ሆይ! ከከተሚያን በምድር ላይ (በዓለም ላይ) የሚኖርን አንድንም አትተው።
وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكٰفِرِيْنَ دَيّٰرًا ﴿٦٦﴾

27. «አንተ ብትተዋቸው ባሮቸህን ያሳስታሉና። ታጢአተኛ ከተሚያንም እንጂ ሌላን አይወልዱም።
إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا فٰجِرًا كَفّٰرًا ﴿٦٧﴾

28. «ጌታዩ ሆይ! ለእኔም ለወላጆቼም ትክክለኛ አማኝ ሆኖ በቤቴ ለገባ ሁሉ ለአማኞቻችን ለምዕመናትም ምህረት አድርግ። ከተሚያንንም ከጥፋት በስተቀር አትጨምርላቸው።» አለ።
رَبِّ اَعِزَّنِيْ وَلِوٰلِدَيْ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَلَا تَرِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبٰرًا ﴿٦٨﴾

ሱረቱ አል ጂን

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከአጋንንት የሆኑ ቡድኖች ቁርአንን አዳመጠው እንዲህ ማለታቸው ተወረደልኝ በል: «እኛ አስደናቂ የሆነን ቁርአን ሰማን፤
قُلْ اَوْحٰى اِلَيْكَ اِنَّهُ اَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْاٰنْسِ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْءٰنًا عَجَبًا ﴿١﴾

2. «ወደ ጠጥታ መንገድ የሚመራን (ቁርአን ሰማን) በእርሱም አመንን። በጌታችን አንድንም አናጋራም።
بِهٰدِيْ اِلَى الرُّشْدِ فَمٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا ﴿٢﴾

3. «እነሆ የጌታችን ክብር ላቀ። ሚስትንም ልጅንም አልያዘም።
وَاَنْهٗ تَعْلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صٰحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ﴿٣﴾

4. «እነሆ ቂላችን በአላህ ላይ ወሰን ያለፈን ውሸት ይናገር ነበር።
وَاَنْهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ﴿٤﴾

5. «እኛም ሰዎችና ጌኔኖች በአላህ ላይ ውሸትን ቃል አይናገሩም ማለትን ጠረጠርን» አሉ በማለት ወደእኔ ተወረደ በል።
وَاِنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسِ وَالْجِيْنُ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿٥﴾

6. እነሆ ከሰዎች የሆኑ ወንዶች ከአጋንንት በሆኑ ወንዶች ይጠበቁ ነበር። ኩራትንም (ጥመትን) ጨመሯቸው።
وَاَنْهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعْوْذُوْنَ بِرِجَالِ مِّنَ الْجِيْنِ فَرٰوْاوَهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾

7. አላህ አንድንም አይቀሰቅስም ማለትን እንደጠረጠራችሁ እነርሱም ጠረጠሩ።
وَاَنْهٗمُ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَبِيعَتَ اللّٰهُ اَحَدًا ﴿٧﴾

8. እኛም ሰማይን ለመድረስ ፈለግን ብርቱ ጠባቂዎችንና ችቦዎችንም ተሞልታ አገኘናት።
وَاِنَّا لَمَسْنَا السَّمٰءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلْكًا حَرَسًا شٰدِيْدًا وَّشُهَبًا ﴿٨﴾

9. እኛም ከእርሷ ወሬን ለማዳመጥ በመቀመጫዎች እንቀመጥ ነበር። አሁን (ግን) የሚያዳምጥ (ሁሉ) ተጠባባቂ የእሳት ችቦ ያገኘዋል።
وَاِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِّلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾

10. እኛም በምድር ውስጥ ባሉት ክፉ ተሽቷል? ወይስ በእነርሱ (በኩል) ጌታቸው ደግን ነገር ሽቷል? ማለትን አናውቅም።

وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدُ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِيَوْمٍ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾

11. ከእኛም ውስጥ ደጋጎች አሉ። ከእኛም ውስጥ ከዚህ ሌላ የሆኑ አሉ። የተለያዩ መንገዶች ባለቤቶች ነበርን።

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا ﴿١١﴾

12. እኛም አላህን በምድር ውስጥ ፈጽሞ የማናቅተው ሸሽተንም ፈጽሞ የማናመልጠው መሆናችንን አረጋገጥን።

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾

13. እኛም መሪውን በሰማን ጊዜ በእርሱ አመንን። ያ! በጌታው የሚያምን ሰው ሁሉ መጎደልንም ሆነ መጨመርን አይፈራም።

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ ۗ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ ۗ فَلَا يَخَافُ غَسًّا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

14. ከእኛም ውስጥ ሙስሊሞች አሉ። ከእኛም ውስጥ በዳዩች አሉ። እነዚያ የሰለሙ ሰዎች ቅንን መንገድ መረጡ።

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۗ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾

15. እነዚያ በዳዩችማ ለገሀነም ማገዶ ሆኑ።

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

16. (ሰዎች ሁሉ በአላህ) በመንገድ ላይ ቀጥ ባሉ ኖሮ ብዙ ዝናብን ባጠጣናቸው ነበር።

وَأَلْوِ اسْتَقْلَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ۚ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

17. በእርሱ ልንፈትናቸው (በጠጣናቸው ነበር)። ያ ጌታውን ከማስታወስ የሚያፈገፍግ ሰው አስቸጋሪ ቅጣት ውስጥ ያስገባዋል።

لَيَنْفِتْنَهُمْ فِيهِ ۗ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ۗ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

18. መስጊዶች ሁሉ የአላህ ብቻ ናቸው። እናም በውስጣቸው ከአላህ ጋር አንድንም አትገዙ ማለትን ተወረደልኝ።

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

19. እነሆ የአላህ ባሪያ (ሙሐመድ) አላህን የሚጠራው ሆኖ በተነሳ ጊዜ ጋኒኖቹ በእርሱ ላይ ድርብርቦች ሊሆኑ ቀረቡ።

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

20. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) «እኔ የማመልከው ጌታዬን ብቻ ነው። በእርሱ አንድንም አላጋራም» በል።

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ ۗ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

21. «እኔ ለእናንተ ጉዳትንም ሆነ ማቅናትን አልችልም» በል።

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

22. «እኔን ከአላህ ቅጣት አንድም (አካል) አያድነኝም። ከእርሱ ሌላ መጠጊያም አላገኝም» በል።

قُلْ إِنِّي لَن مُّجِيرِنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

23. ከአላህ የሆኑ መልዕክቶችን ከማድረስ በስተቀር አልችልም። አላህንና መልዕክተኛውን የሚያምጽ ሁሉ ለእርሱ የገሀነም እሳት አለው። በውስጧም ዘላለም ዘውታሪዎች ሲሆኑ።

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۗ وَمَن يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾

24. የሚስፈራሩበትንም ባዩ ጊዜ ረዳተ ደካማ ቁጥሩም አነስተኛ የሆነው ማን እንደሆነ በእርግጥ ያውቃሉ።

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْبِعَلْمُونَ مَنَ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

25. «ያ! የምትስፈራሩበት ነገር ቅርብ ወይም ጌታዎ ለእርሱ የተወሰነ ጊዜን የሚያደርግላት እርቅ መሆኑን አላውቅም።» በላቸው

قُلْ إِنَّ أَدْرَىٰ أَقْرَبَٰٓبَٰٓ مَا تُوعَدُونَ أَم يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾

26. እርሱም እሩቁን ሚስጢር አዋቂ ነው። በምስጢሩም ላይ አንድንም አያሳውቅም።»

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

27. (በሚስጢሩም ላይ) ከመልዕክተኛው ለወደደው ቢሆን እንጂ (ለሌላ አንድንም አያሳውቅም)። አይገልጽም። ለእርሱም ከበስተፊቱም ከበስተኋላውም ጠባቂዎቻችን ያደርግላታል።

إِلَّا مَن أَرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

28. ከእነርሱ ዘንድ ባለው ነገር እውቀት የከበበና ነገሩንም ሁሉ በቁጥር ያጠቃለለ ሲሆን የጌታቸውን መልዕክቶች ያደረሱ መሆናቸውን ያውቅ (ዘንድ ጠባቂ ያደርጋል)።

لَيَعْلَمَٰٓ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

ሱረቱ አል ሙዘሚል

በአለህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. አንተ ተከናኖቢው ሆይ:: يَا أَيُّهَا الْمَزْمُولُ ﴿١﴾

2. ሌሊቱን (ሁሉ) ጥቂት ሲቀር ቁም (ስገድ):: فَمِ أَلَيْلٍ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾

3. ግማሹን (ቁም) ወይም ከእርሱ ጥቂትን ቀንስ:: تَصَفَهُ؛ أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾

4. ወይም በእርሱ ላይ ጨምር:: ቁርአንንም በዝግታ አንብብ:: أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾

5. እኛ ባንተ ላይ ከባድ ቃልን እናወርዳለንና:: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾

6. ሌሊት መነሳት (ሀዋሳትንና ልብን) ለማስማማት በጣም ብርቱ ነው:: ለማንበብም ትክክለኛ ሰዓት ነው:: إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَظَنًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾

7. ለንተ በቀን ውስጥ ረዥም የመዘዋወርያ ሰዓት አለህ:: إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٧﴾

8. የጌታህን ስም አውሳ:: ወደ እርሱም (አምልኮ) መቋረጥን ተቋረጥ:: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾

9. (እርሱም) የምስራቅና የምዕራብ ጌታ ነው:: ከእርሱ ሌላ ትክክለኛ አምላክ የለም:: መጠጊያ አድርገህም ያዘው:: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكَيْلًا ﴿٩﴾

10. (ከሓዲያንም) በሚሉት ላይ ታገስ:: መልካምንም መተው ተዋቸው:: وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْبِرْهُمْ هَجْرًا ﴿١٠﴾ جَمِيلًا ﴿١٠﴾

11. የድሎት ባለቤቶችም ከሆኑት አስተባባዮች ጋር ተወኝ:: ጥቂትንም ጊዜ አቆያቸው:: وَدَرَنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَوْلَاهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾

12. ከእኛ ዘንድ ከባድ ማሰሪያዎችና እሳት አሉንና:: إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾

13. (ጉሮሮን) የሚያንቅ ምግብና አሳማሚ ቅጣትም አለ:: وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾

14. በዚያ ምድርና ጋራዎች በሚርገፈገፉበት፤ ጋራዎችም ፈሳሽ የአሸዋ ክምር በሚሆኑበት ቀን:: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيرًا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾

15. እኛ ወደ ፊርዖን መልዕክተኛን እንደላክን ሁሉ በእናንተ ላይ መስከሪ መልዕክተኛንም ወደ እናንተ ላክን:: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

16. ፊርዖውንም መልዕክተኛውን አመጸ:: ብርቱ መያዝንም ያዝነው:: فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبَيًّا ﴿١٦﴾

17. (በአላህ) ከካዳችሁ ያን ልጆችን ሸበቶዎች የሚያደርገውን ቀን ቅጣት እንዴት ትጠነቀቃላችሁ? ﴿١٧﴾ **الْوَلَدَانَ شِيبًا**

18. ሰማዩ በቀኑ ተሰንጣቂ ነው። ቀጠሮዉም ተፈፃሚ ነው። ﴿١٨﴾ **السَّمَاءَ مُنْقَطِرًا بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا**

19. ይህች መገሰጫ ናት። መዳንንም የሻ (የፈለገ) ሰው ወደ ጌታው (የሚያደርሰውን) መንገድ ይይዛል። ﴿١٩﴾ **سَيْبًا**

20. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተ ከሌሊቱ ሁለት እጅ ያነሰን፤ ግማሹንም ሲሰውንም የምትቆም መሆንህን ጌታህ ያውቃል። (ሙስሊሞች) ከእነዚያም አብረውህ ካሉ ከፊሎች የሚቆሙ መሆናቸውንም ያውቃል። አላህ ሌሊትና ቀንን ይለካል። ሌሊቱን በሙሉ የማትቆሙት መሆናችሁን አወቀ። እናም በእናንተ ላይ ህጉን ወደ ማቃለል ተመለሰላችሁ። ስለዚህ ከቁርአን (በስግደት) የተቻላችሁን ያህል አንብቡ። ከናንተ ውስጥ ሌሎችም በሽተኞች ከአላህ ችሮታ ለመፈለግ በምድር ላይ የሚጓዙ ሌሎችም፤ በአላህ መንገድ ሃይማኖት ላይ የሚገደሉ እንደሚኖሩ አወቀ። አቃለላቸውም ከቁርአን የቻላችሁትን አንብቡ። ሰላትንም ስገዱ። ዘካንም ስጡ። ለአላህ መልካም ብድርንም አበድሩ። ከመልካም ስራም ለነፍሶቻችሁ የምታስቀድሙትን ሁሉ የተሻለና በምንዳም ታላቅ ሆኖ በአላህ ዘንድ ታገኙታላችሁ። አላህን ምህረት ለምኑት። አላህ መሀሪና አዛኝ ነውና።

* إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْضُوهُ تَخْضُوعًا فَتَابَ عَلَيْنَكُم مَّا أَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَلُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

ሱረቱ አል ሙደሲር

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

- | | |
|--|---|
| 1. አንተ (ልብስ) ደራቢው ሆይ! | يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ① |
| 2. ተነሳና (ህዝቦችህን) አስጠንቅቅ:: | فُمْ فَأَنْذِرْ ② |
| 3. ጌታህንም አክብር:: | وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ③ |
| 4. ልብስህንም አጥራ:: | وَشِيَابَكَ فَاغْلِبْ ④ |
| 5. ጣዖትንም ራቅ:: | وَأَلْرُجْزَ فَاهْجُرْ ⑤ |
| 6. ማብዛትንም የምትፈልግ ሆነህ አትለግስ:: | وَلَا تَمُنْ تَسْتَكْبِرْ ⑥ |
| 7. (ብዙ ዒባዳን ከመስራት አትድከም):: ለጌታህም (ትዕዛዝ) ታገስ:: | وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ⑦ |
| 8. በቀንዱም በተነፋ ጊዜ፤ | فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ ⑧ |
| 9. ይህን ጊዜ ያ ቀን አስቸጋሪ ቀን ነው:: | فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ⑨ |
| 10. (በተለይ) በከሓዲያን ላይ ገር ያልሆነ ቀን ነው:: | عَلَى الْكُفْرَيْنِ عَسِيرٌ يَسِيرٌ ⑩ |
| 11. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በብቸኝነት ከፈጠርኩት ጋር ተወኛ:: | دَرْزَنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا ⑪ |
| 12. ለእርሱም የተዘረጋን ገንዘብ (በዓይነቱ) አደረግኩለት:: | وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ⑫ |
| 13. በየአደባባዩ ተገኝ የሆኑ ወንዶች ልጆችንም ሰጠሁት:: | وَبَيْنَ شُهُودًا ⑬ |
| 14. ለእርሱም ኑሮውን መዘረጋትን ዘረጋሁለት፤ | وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ⑭ |
| 15. ከዚያ ልጩምርላት ይከጅላል:: | ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَرْيَدَ ⑮ |
| 16. ሰው ይከልከል! እርሱ ለአናቅጻችን በእርግጥ ተቃዋሚ ነበርና:: | كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ⑯ |
| 17. በእርግጥ (ገሀነም ውስጥ) ችግርን አስገድደዋለሁ:: | سَأَرْهِفُهُ صَعُودًا ⑰ |
| 18. እርሱ (በቁርአን ጉዳይ) አሰበ፤ ገመተም:: | إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ⑱ |
| 19. እናም ተረገመ:: እንዴት ገመተ! | فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ⑲ |
| 20. ከዚያ ተረገመ:: እንዴትስ ገመተ! | ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ⑳ |
| 21. ከዚያም እንደገና (በቁርአን ጉዳይ) ተመለከተ:: | ثُمَّ نَظَرَ ㉑ |
| 22. ከዚያ ፊቱን አጨፈገገ አከማተረም:: | ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ㉒ |
| 23. ከዚያ (በአላህ ከማመን) ዘረ:: ኮራም:: | ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ㉓ |

24. «ይህ ከሌላ (ሰው) የሚቀዳ ድግምት እንጂ ሌላ አይደለም።

فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ﴿٢٤﴾

25. «ይህ የሰው ቃል እንጂ ሌላ አይደለም» አለ።

إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾

26. ሰቀር (በተባለ የገሀነም ዋሻ ውስጥ) በእርግጥ አስገባዋለሁ።

سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ ﴿٢٦﴾

27. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ሰቀር ምን እንደሆነ ምን አሳውቀህ?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ﴿٢٧﴾

28. (ያገኘችውን ሁሉ) አታስቀርም። አትተዉምም።

لَا تَبُئِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾

29. የሰዎችን ቆዳ በጣም አክሳይ ናት።

لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾

30. በእርሷም ላይ አስራ ዘጠኝ (ዘጠኞች) አሉባት።

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

31. የእሳትን ዘጠኞች መላዕክት እንጂ ሌላ አላደረግንም። ቁጥራቸውንም ለእነዚያ በአላህ ለካዱት ሰዎች መፈተኛ እንጂ ለሌላ አላደረግንም። እነዚያ መጽሐፍን የተሰጡት ሰዎች እንዲያረጋግጡ፤ እነዚያም በትክክል ያመኑት እምነትን እንዲጨምሩ፤ እነዚያም መጽሐፍን የተሰጡትና ምዕመናኖቹ እንዳይጠራጠሩ፤ እነዚያም በልቦቻቸው ውስጥ በሽታ ያለባቸው አስመሳዮችና ከተዲያን «አላህ በዚህ (ቁጥር) ምን ምሳሌ ሸቷል?» እንዲሉ እንጂ (አላደረግንም)። ልክ እንደዚሁ አላህ የሚፈልገውን ያጠማል። የሚፈልገውንም ያቀናል። (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የጌታህንም ሰራዊት ልክ ከእርሱ በስተቀር ማንም አያውቅም። የሰቀር እሳት ለሰዎች መገሰጫ እንጂ ሌላ አይደለም።

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَرْذَابَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ءِيمَنَّا وَلَا يَتَّابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرْضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

32. (ከክህደት) ይከልከሉ። በጨረቃ (እምላላሁ)፤

كَلَّا وَالْقَمَرَ ﴿٣٢﴾

33. በሌሊቱም በሄደ ጊዜ፤

وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾

34. በንጋቱም ባበራ ጊዜ እምላላሁ።

وَالصُّبْحِ إِذَا أَصْفَرَ ﴿٣٤﴾

35. (ሰቀር) ከታላላቆች አይደዎች አንዱ፤

إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُوبِ ﴿٣٥﴾

36. ለሰዎች አስፈራሪ ናት።

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾

37. ከናንተ መካከል ወደ በጎ ነገር መቅደምን ወይም ወደ ኋላ መቅረትን ለፈለገ (ሰው) ሁሉ፤

لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَتَّقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾

38. ነፍስ ሁሉ በሰራቸው ስራ ተያዥ ናት።

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ ﴿٣٨﴾

39. እነዚያ መዝገባቸውን በቀኝ እጃቸው የሚሰጡት ብቻ ሲቀሩ።

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾

40. (እነርሱማ) በገንቶች ውስጥ ሁነው እርስ በሰራቸው ይጠያየቃሉ።

فِي جَنَّةٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾

41. ከአመጸኞች ሁኔታ (ይጠያያቃሉ) عَنِ الْمَجْرِمِينَ ﴿٤١﴾

42. (ከዚያ ለእነርሱ እንዲህ ይሏቸዋል።) «በሰቀር ውስጥ ምን አገባችሁ?» مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾

43. «ከሰጋጆች አልነበርንም።» قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلَبِينَ ﴿٤٣﴾

44. «ለድሆችም የምናበላም አልነበርንም።» وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَيْسَكِينَ ﴿٤٤﴾

45. «ከዘባራቂዎችም ጋር እንዘባርቅ ነበር።» وَكُنَّا نَحْوُ مَعَ الْخَاطِئِينَ ﴿٤٥﴾

46. «በፍርድ ቀንም እናስተባብል ነበር፤» وَكُنَّا نَكُذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾

47. «እርግጠኛው ነገር ሞት እስከመጣብን ድረስ።» حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾
ይላሉ

48. እናም በዚያ ቀን የአማላጆች (ሁሉ) ምልጃ አትጠቅማቸዉም። فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾

49. ከ(ቁርኣን) ከግሳዴም የሚያፈገፍጉበት ምን ምክኒያት አላቸው? فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾

50. እነርሱ ልክ ደንባሪዎች የሜዳ አህዩች ይመስላሉ። كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾

51. ከአንበሳ የሸሹ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾

52. ይልቁንም ከእነርሱ መካከል ለእያንዳንዱ ሰው بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مِّنْشَرَةٍ ﴿٥٢﴾
የተዘረጉ ዱሑፎችን በእጁ እንዲሰጥ ይፈልጋል።

53. ከዚህ መሰል ተግባራቸው ይከልከሉ። ይልቁንም የመጨረሻይቱን ዓለም ቅጣት አይፈሩም። كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾

54. ይከልከሉ፤ እርሱ(ቁርኣን) መገሰጫ ነው። كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾

55. ስለዚህ የፈለገ ሰው ቁርኣንን ይገሰጽበታል። فَمَنْ شَاءَ ذَكُرْهُ ﴿٥٥﴾

56. ሆኖም (ሰዎች) አላህ ካልፈለገ በስተቀር وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾
አይገሰጹም። አላህ የመፈራት ባለቤት ነው። (ለፈሩትም) የምህረት ባለቤት ነው።

ሱረቱ አል ቂደማህ

በአለህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራለሁ)::

1. (ሁኔታው ከሐዲያን እንደሚሉት አይደለም):: በትንሳኤ ቀን እምላለሁ:: لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝
2. (ሁኔታው ከሐዲያን እንደሚሉት አይደለም):: ራሷን ወቃሽ በሆነች ነፍስም እምላለሁ:: وَلَا أَقْسِمُ بِاللُّؤَامَةِ ۝
3. (በእርግጥ ትቀሰሰላችሁ::) ሰው አጥንቶችን ለመሰብሰባችን ይጠራጠራልን? أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُجْمَعَ عِظَامُهُ ۝
4. እንዴታ ጣቶቹንም ፊት እንደነበሩት በማስተካከል ላይ ቻዮች ስንሆን (እንሰበስባቸዋለን):: بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَيَّ أَنْ تُسَوَّىٰ بِنَانِهِ ۝
5. ይልቁን ሰው በፊቱ ባለ ነገር በትንሳኤ ቀን ሊያስተባብል ይፈረዳል:: بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝
6. «የትንሳኤው ቀን መቼ ነው?» ሲል ይጠይቃል:: يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝
7. ዓይንም በዋለለ ጊዜ:: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝
8. ጨረቃም በጨለም ጊዜ:: وَحَسَفَ الْقَمَرُ ۝
9. ጸሐይና ጨረቃም በተሰበሰቡ ጊዜ፤ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝
10. ሰው በዚያን ቀን «መሸሻው የት ነው?» ይላል:: يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ ۝
11. «ይከልከል፤ ምንም መጠጊያ የለም:: كَلَّا لَا وَزَرَ ۝
12. በዚያ ቀን መርጊያው ወደ ጌታህ ብቻ ነው::» ይባላል:: إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝
13. ሰው በዚያን ቀን ያስቀደመውም ያስቆየውም ሁሉ ይነገረዋል:: يُنَبِّئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝
14. በእርግጥ ሰው በነፍሱ ላይ አስረጅኖ ነው:: بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝
15. ምክንያቶቹን ሁሉ ቢያመጣ እንኳን (አይሰማም):: وَلَوْ أَلْفَىٰ مَعَادِيرَهُ ۝
16. በቁርአን ንባብ ልትችኩል ብለህ ምላስህን አታለውስ:: لَا تُحْرِكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝
17. በልብህ ውስጥ መሰብሰቡና ማስነበቡ በኛ ላይ ነውና:: إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝
18. ባነበብነው ጊዜ (ካለቀ በኋላ) ንባቡን ተከተል:: فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَآتِنَهُ قُرْآنَهُ ۝
19. ከዚያም (ላንተ) ማብራራቱ በእኛ ላይ ነው:: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝
20. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከመጣደፍ ተከልከል፤ ይልቁንም (ሰዎች ስትባሉ) ፈጣሪቱን ዓለም ትወዳላችሁ:: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝

- 21. የመጨረሻይቱን ዓለም (ግን) ትተዋለችሁ። ﴿١١﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿١١﴾
- 22. (የተወሰኑ) ፊቶች በዚያ ቀን አብሪዎች ናቸው። ﴿١٢﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿١٢﴾
- 23. ወደ ጌታቸው ተመልካቾችም ናቸው። ﴿١٣﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿١٣﴾
- 24. (ሌሎች) ፊቶች ደግሞ በዚያ ቀን አጨፍጋጊዎች ናቸው። ﴿١٤﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿١٤﴾
- 25. በእነርሱም ላይ አደጋ እንደሚሰራባቸው ያረጋገጣሉ። ﴿١٥﴾ تَنْظُرُونَ أَن يُفْعَلَٰ بِهَا فَاغِرَةٌ ﴿١٥﴾
- 26. (ሙስሊሞች አስተውሉ።) (ነፍስ) ወደ ጉሮሮ በደረሰች፤ ﴿١٦﴾ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿١٦﴾
- 27. «አሻራው ማነው?» በተባለም ጊዜ፤ ﴿١٧﴾ وَقِيلَٰ مَنْ رَاقٍ ﴿١٧﴾
- 28. (የሰፈረበት ነገር ከዚህ ዓለም) መለየት መሆኑን ባረጋገጠ ጊዜ፤ ﴿١٨﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿١٨﴾
- 29. ባትም ከባት በተጣበቀች ጊዜ፤ ﴿١٩﴾ وَالتَّقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿١٩﴾
- 30. በዚያ ቀን መነዳት ወደ ጌታህ (ፍርድ) ብቻ ነው። ﴿٢٠﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٢٠﴾
- 31. እናም (ከሀዲው) አላመነምም፤ አልሰገደምም። ﴿٢١﴾ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٢١﴾
- 32. ግን በአላህ አስተባበለ፤ ከእምነት ዞረም። ﴿٢٢﴾ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٢٢﴾
- 33. ከዚያም እየተንጎማለለ ወደ ቤተሰቡ ሄደ። ﴿٢٣﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿٢٣﴾
- 34. (የምትጠላውን ነገር) ላንተው ይሁን፤ ላንተ ተገቢህም ነው። ﴿٢٤﴾ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿٢٤﴾
- 35. ከዚያም ጥፋት ይጠጋህ ላንተ የተገባህም ነው። ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿٢٥﴾
- 36. ሰው እንደፈለገ እንዲኖር ልቅ ሆኖ የሚተው ይመስለዋልን? ﴿٢٦﴾ أَمْ حَسِبَ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٢٦﴾
- 37. የሚፈስ ከሆነ የፍትወት ጠብታ አልነበረምን? ﴿٢٧﴾ أَمْ يَكُ نُطْقَةً مِّن مَّيْنٍ يُمْنَىٰ ﴿٢٧﴾
- 38. ከዚያ የረጋ ደም ሆነ። ከዚያ አላህ ሰው አድርጎ ፈጠረው፤ አስተካከለውም። ﴿٢٨﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢٨﴾
- 39. ከእርሱም ሁለት ዓይነቶች ወንድና ሴትን አደረገ። ﴿٢٩﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٢٩﴾
- 40. (ታዲያ) ይህ ሀያል (ጌታ) ሙታንን ሕያው በማድረግ ላይ ቻይ አይደለምን? ﴿٣٠﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ﴿٣٠﴾

ሱረቱ አል ኢንሳን

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. በሰው ላይ የሚታወስ ነገር (እንኳ) ሳይሆን ከዘመናት የተወሰነ ጊዜ አላለፈም ነበርን? (በእርግጥ አልፏል):: هَلْ أُنَبِّئُ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾

2. እኛ ሰውን (በሕግጋት ግዳጅ) የምንሞክረው ስንሆን ከወንድና ከሴት ፈሳሽ ቅልቅሎች ከሆነች የፍቅርወት ጠብታ ፈጠርነው:: ሰሚና ተመልካችም አደረግነው:: إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

3. እኛ አመስጋኝ ወይም ከሐዲ ሲሆን መንገዱን መራነው:: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

4. እኛ ለከተዲያን ሰንሰሎቶችንና እንዛዛላዎችን፣ እሳትንም (አዘጋጅተናል):: إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾

5. እነዚያ (ትክክለኛ) በጎ አድራጊዎች መበረዝዎ ካፈሩ ከሆነች ጠጅ ይጠጣሉ:: إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾

6. ከእርሷ እነዚያ የአላህ ባሮች የሚጠጡላት ና ወይ ፈለጉበት ማንደረትን የሚያንደረጉ ከሆነች የጠጅ ምንጭ (ይጠጣሉ):: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾

7. (ዛሬ በዚህ ዓለም እያሉ) በስለታቸው ይሞላሉ:: يَوْمُونَ بِالتَّذَرُّبِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾

8. ምግብንም ከመውደዳቸው ጋር ለድሃ፣ ለየቲምና ለምርኮኛ ያበላሉ:: وَيُطْعَمُونَ الْأَطْعَامَ عَلَىٰ حَيْهَةِ مَشْكِيئًا وَبَيْئًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

9. «የምናበላችሁ ለአላህ ውዴታ ብቻ ነው:: ከናጉ ክፍያንም ሆነ ማመስገንን አንፈልግም:: إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾

10. እኛ ያንን (ፊትን) የሚያጩፈግግን ብርቱ ቀን ከጌታችን እንፈራለንና» (ይላሉ):: إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غَمُوسًا فَمَطْرِبِيرًا ﴿١٠﴾

11. አላህም የዚያን ቀን ክፋት ጠበቃቸው:: فَوَقَلْنَاهُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَصْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾

12. በመታገሳቸውም (ምክንያት) ገነትንና የሀር ልብስን መነዳቸው:: وَجَزَلْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾

13. በውስጡ በባለ አጎበር አልጋዎች ላይ ተደጋፈዎች፤ በውስጡ የጸሀይን ሐሩርንም ሆነ ብርድንም የማይዩ ሲሆኑ፤ شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا ﴿١٣﴾

14. ዛፎቿም ለእነርሱ የቀረበች፤ ፍራፍሬዎችቸውም ለሊቃሚዎች መገራትን የተገራች ስትሆን ገነትን መነዳቸው።
 وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذِيلًا ﴿١٤﴾

15. በእነርሱም ላይ ከብር በተሰሩ ዕቃዎች (ሳህኖች)፤ ብርጭቆዎች እና በኩባያዎችም ይዘዘርባቸዋል።
 وَيُظَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾

16. መለካትን የለኳቸው በሆኑ የብር ብርጭቆዎች (ይዘዘርባቸዋል)።
 قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾

17. በእርሷም መበረዣዋ ዝንጂብል የሆነች ወይን ጠጅ ይጥጠጣሉ።
 وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَجْجِيًّا ﴿١٧﴾

18. በውስጧ ያለችውን ሰልሰቢል ተብላ የምትጠራውን ምንጭ።
 عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾

19. በእነርሱም ላይ ባሉበት ሁኔታ የሚዘወትሩ ወጣት ልጆች ይዘዋወራሉ። ባየሃቸው ጊዜ የተበተነ ሉል ናቸው ብለህ ታስባቸዋለህ።
 * وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخْتَلِفُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ فَحَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا ﴿١٩﴾

20. እዚያንም በተመለከትክ ጊዜ ጸጋንና ታላቅ ንግስናን ታያለህ።
 وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

21. አረንጓዴዎች የሆኑ ቀጭን ሀር ልብሶችና ወፍራም ሀርም በላያቸው ላይ አለ። ከብር የሆኑ አንባሮችንም ይሸለማሉ። ጌታቸውም (ከራሱ አልፎ) ሌላን አጥሪ የሆነን መጠጥ ያጠጣቸዋል።
 عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَخُلُوعًا أَبْوَابٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَسِقَاهُمْ رَبَّهُمْ شرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

22. «ይህ ለእናንተ ዋጋ ሆነ። ስራችሁም ምስጉን ሆነ» ይባላሉ።
 إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيِكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٢﴾

23. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እኛ (ይህንን) ቁርአን ባንተ ላይ ማውረድን አወረድነው።
 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾

24. ለጌታህ ፍርድም ታገስ። ከእነርሱም መካከል ታጢአተኛን ወይም ከጎዳን አትታዘዝ።
 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آئِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

25. የጌታህን ስም በጠዋትና ከቀትር በኋላ አውሱ።
 وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

26. ከሌሊቱም ለእርሱ ብቻ ስገድ፤ በረዥም ሌሊትም አወድሰው።
 وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

27. እነዚያ ይህችን ፈጣኒቱን ዓለም ይወዳሉ። ከባድና (አስቸጋሪ) ቀንም በስተፊታቸው ሆኖ ቸላ ይላሉ።
 إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

28. እኛ ፈጠርናቸው። የአካሎቻቸውንም መለያያቸውን አጠነክርን። በፈለግን ጊዜ መሰሎቻቸውን መለወጥን እንለውጣለን።
 نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْتَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾

29. ይህ መገሰጫ ነው። የፈለገ ሰውም ወደ ጌታው
መንገድ ይይዛል። سَيِّئًا ۝۲۹

30. አለህም ካልሻ በስተቀር አትሹም፤ አለህ አዋቂና
ጥበበኛ ነው። وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۳۰

31. (አለህ) የሚፈልገውን ሰው በእዝነቱ ውስጥ
ያስገባል። በዳዩችንም (ዝቶባቸዋል) ለእነርሱ
አሳማሚ ቅጣትን አዘጋጅቶላቸዋል። يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۳۱

ሱረቱ አል ሙርሰላት

በአለህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራለሁ)።

- 1. ተከታታይ ሆነው በተለኩት ፤ (እምላለሁ)። وَأَلْمُرْسَلَاتٍ عُرْفًا ۝۱
- 2. በኃይል መንፈስን ነፋሾች በሆኑትም (ንፋሶች)፤ فَالْعَصْفَاتِ عَصْفًا ۝۲
- 3. መበተንን በታኝ በሆኑትም (ንፋሶች)፤ وَالنَّشِيرَاتِ كَشْرًا ۝۳
- 4. መለዩትን ለይዎች በሆኑትም (መላዕክት)፤ فَالْفَرَقَاتِ فَرَقًا ۝۴
- 5. መገሰጫን (ወደ ነብያት ጣይዎች) አምጪዎች
በሆኑትም (መላዕክት)፤ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ۝۵
- 6. ማሳበቢያን ለማስወገድ ወይም ለማስጠንቀቅ፤ عَذْرًا أَوْ تَذْرًا ۝۶
- 7. ያ! የምትስፈራሩበት (ትንሳኤ) በእርግጥ ኋኝ ነው-
ብዩ እምላለሁ። إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاعٍ ۝۷
- 8. ከዋክብትም (ብርሃኗ) በታበሰች ጊዜ፤ فَإِذَا الْكُجُومُ طُبِسَتْ ۝۸
- 9. ሰማይም በተከፈተች ጊዜ፤ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝۹
- 10. ጋራዎችም በተንከታኮቱ ጊዜ። وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ۝۱۰
- 11. መልዕክተኞቹም ወቅት በተደረገላቸው ጊዜ፤ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِثَتْ ۝۱۱
- 12. ለዩትኛው ቀን ተቀጠሩ የሚባል ሲሆን፤ لَا يَوْمَ أُجِّلَتْ ۝۱۲
- 13. ለዚያ ለመለያው ቀን ተቀጠሩ በተባለ ጊዜ
(በፍጡሮች መካከል በትክክል ይፈርዳል)፤ لَيَوْمِ الْفَصْلِ ۝۱۳
- 14. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የመለያው
ቀን ምን እንደሆነ ምን አሳውቀህ? وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ ۝۱۴
- 15. ለአስተባባሮች (ሁሉ) በዚያን ቀን ወዮላቸው። وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۱۵
- 16. የፈተኞቹን (ሀዝቦች) አላጠፋንምን? أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۝۱۶
- 17. ከዚያ ኋለኞቹን እናስከትላቸዋለን። ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ ۝۱۷
- 18. በአመጸኞች ሁሉ ላይ ልክ እንደዚሁ (ያለ)
እንሰራለን። كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝۱۸

- 19. ለአስተባባዮች (ሁሉ) በዚያን ቀን ወዮላቸው። وَبِئْلَ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾
- 20. (ሰዎች ሆይ!) ከደካማ ውሃ አልፈጠርናችሁምን? أَلَمْ تَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾
- 21. በተጠበቀ መርጊያ ውስጥም (በእናቶች ማህጸን) ውስጥ አደረግነው። فَجَعَلْتُهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾
- 22. እስከታወቀ ጊዜ ድረስ። إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾
- 23. መጠንነዉም ምን ያማርንም መጣኞች ነን። فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾
- 24. ለአስተባባዮች (ሁሉ) በዚያን ቀን ወዮላቸው። وَبِئْلَ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾
- 25. (ሰዎች ሆይ!) ምድርን ሰብሳቢ አላደረግናትምን። أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾
- 26. ህያው ሆናችሁም ሙታን ሆናችሁም። أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾
- 27. በውስጧም ከፍተኛዎችን (ትላልቅ) ተራራዎች ወይም አደረግን፤ ጣፋጭ ውሃንም አጠጣናችሁ። وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَجَاجَةٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾
- 28. ለአስተባባዮች በዚያ ቀን ወዮላችሁ። وَبِئْلَ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾
- 29. «ወደዚያ በእርሱ ታስተባብሉ ወደ ነበራችሁት ቅጣት ሂዱ። أَنْظِلُّقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾
- 30. ባለ ሶስት ቅርንጫፎች ወደ ሆነው ጥላ ሂዱ።» (ይባላሉም) أَنْظِلُّقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾
- 31. ጥላም ያልሆነ ከእሳቱም ላንቃ የማያድን ወደ ሆነው (ሂዱ)። لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ ﴿٣١﴾
- 32. እርሷ እንደ ታላላቅ ህንፃ የሆኑን ቃንቄዎች (የእሳት ፍንጣሪዎች) ትወረውራላች። إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾
- 33. (ቃንቄዉም) ልክ ዳለቻዎች ግመሎችን ይመስላል። كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾
- 34. ለአስተባባዮች (ሁሉ) በዚያ ቀን ወዮላቸው። وَبِئْلَ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾
- 35. ይህ የማይናገሩበት ቀን ነው። هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾
- 36. ይቅርታም ይጠይቁ ዘንድ አይፈቀድላቸዉም። وَلَا يُؤَدِّنُ لَهُمْ فَيَعْتَدِرُونَ ﴿٣٦﴾
- 37. ለአስተባባዮች (ሁሉ) በዚያ ቀን ወዮላቸው። وَبِئْلَ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾
- 38. ይህ የመለያው ቀን ነው። እናንተንም የፊተኞችንም ሰበሰብናችሁ። هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولَىٰ ﴿٣٨﴾
- 39. ለእናንተም (ለማምለጥ) ብልሃት እንዳላችሁ ተተናኮሉኝ። فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ ﴿٣٩﴾
- 40. ለአስተባባዮች (ሁሉ) በዚያ ቀን ወዮላቸው። وَبِئْلَ يَوْمِئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾
- 41. ጥንቅቆች በጥላዎችና በምንጮች፤ውስጥ ናቸው። إِنَّ الْمُنْتَفِعِينَ فِي ظِلِّهَا وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾

42. በሚፈልጉትም የፍራፍሬ (አይነቶች) ውስጥ ማቸው። ﴿وَقَوَاكِبَ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ ٤٢
43. «ትሰሩትም በነበራችሁት ዋጋ የምትደሰቱ ሆናችሁ ብሉ፤ ጠጡም» ይባላሉ፤ ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٤٣
44. እኛ መልካም ሰሪዎችን (ሁሉ) እንደዚሁ እንመነዳለን፤ ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ٤٤
45. ለአስተባባሮች (ሁሉ) በዚያ ቀን ወዮላቸው። ﴿وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٤٥
46. አስተባባሮች ሆይ! ብሉ ጥቂትንም ጊዜ ተጠቀሙ እናንተ አመጸኞች ናችሁና። ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ﴾ ٤٦
47. ለአስተባባሮች (ሁሉ) በዚያ ቀን ወዮላቸው። ﴿وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٤٧
48. ለእነርሱ «ስገዳ» በተባሉም ጊዜ አይሰግዱም። ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لآ يَرْكَعُونَ﴾ ٤٨
49. ለአስተባባሮች (ሁሉ) በዚያ ቀን ወዮላቸው። ﴿وَيُلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ٤٩
50. ከእርሱም ሌላ በየትኛው ንግግር ያምናሉ? ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ ٥٠

ሱረቱ ኣን ነበእ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሊሁ)::

1. ከምን ነገር ይጠያያቃሉ? عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾
2. ከታላቁ ዜና (ቁርአን) ይጠያያቃሉ:: عَنِ النَّبِيَّ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾
3. ስለዚያ እነርሱ በእርሱ ላይ ስለተለያዩበት (ስለተወዛገቡበት):: الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾
4. ጉዳዩ እነርሱ እንደሚሉት አይደለም:: (ትክክለኛውን) ወደ ፊት ያውቃሉ:: كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾
5. ከዚያም ይከልከሉ፤ (ትክክለኛውን) ወደ ፊት ያውቃሉ:: ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾
6. ምድርን ምንጣፍ አላደረግንምን? أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿٦﴾
7. ጋራዎችንም ችካሎች (አላደረግንምን)? وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾
8. ጥንዶች አድርገንም ፈጠርናችሁ:: وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾
9. እንቅልፋችሁንም እረፍት አደረግን:: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾
10. ሌሊቱንም ልባስ አደረግን:: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾
11. ቀኑንም ለኑሮ መስሪያ (ለጉዳይ መከወኛ) አደረግን:: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾
12. ከበላያቸሁም ሰባት ብርቱዎችን (ሰማያት) ገነባን:: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾
13. አንጸባራቂ ብርሃንንም አደረግንላችሁ:: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿١٣﴾
14. ከአረገዙት ደመናዎችም የሚንቧቧ ውሃን አወረድን:: وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً مُّجْتَجًا ﴿١٤﴾
15. በእርሱ እህልንና ቅጠላ ቅጠልን፤ እናወጣ ዘንድ(አወረድን):: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾
16. የተቆላለፉ አትክልቶችንም :: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾
17. (በህዝቦች መካከልም) የመለያው ቀን የተወሰነ ጊዜ ነው:: إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾
18. (ይሀውም) በቀንዱ በሚነፋበትና በቡድን በቡድን ሆናችሁም በምትመጡበት ቀን ነው:: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَمَأْتُونُ أَقْوَاجًا ﴿١٨﴾
19. ሰማይም በምትከፈትና ባለ ብዙ ደጃዎችም በምትሆንበት ቀን፤ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾
20. ጋራዎችም በሚናዱበትና እንደ ሲሪብዶም በሚሆንበትም ቀን ነው:: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

ሱረቱ አን ናዚዓት

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. (ነፍስን (ሩህን)) በኃይል መንጩቁዎች በሆኑት፤ وَأَلَنْزِعَتِ عَرَقًا ①
2. በቀስታ መምዘዝን መዛዥኸ በሆኑትም፤ وَأَلَنْشِطَلَتِ نَسْطًا ②
3. መዋኘትንም ዋኚዎች በሆኑት፤ وَأَلَسَّيْحَتِ سَبْحًا ③
4. መቅደምንም ቀዳሚዎች በሆኑት፤ فَأَلَسَّيْقَلَتِ سَيْقًا ④
5. ጉዳይንም አስተናባሪዎች በሆኑት መላዕክት እምላላሁ (በእርግጥ ትቀሰቀሳላችሁ)። فَأَلْمُتَيَّرَتِ أَمْرًا ⑤
6. (ይህም የሚሆነው) ተርጉፍጋፊይቱ (ምድር) በምትርገፈገፍበት ቀን፤ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجَافَةُ ⑥
7. ተከታይቱም በምትከተላት ቀን (ትቀሰቀሳላችሁ)። تَتَّبِعُهَا الرَّادِقَةُ ⑦
8. በዚያ ቀን ልቦች ተሸባሪዎች ናቸው። فَلُوبٌ يَوْمِيذٍ وَاجِفَةٌ ⑧
9. ዓይኖቻቸው ተዋራጆች (አቀርቃሪዎች) ናቸው። أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ⑨
10. «እኛ ወደ መጀመሪያይቱ ሁኔታ ተመለሻች ነን እንዴ?» ይላሉ። يَقُولُونَ أَيْنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْخَافِرَةِ ⑩
11. የበሰበሱ አጥንቶች በሆንን ጊዜ እንደገና እንቀሰቀሳለን? أَيْنَا كُنَّا عِظَمًا نَحْرَةً ⑪
12. «እንዲያማ ከሆነ ያች የኪሳራ መመለስ ናታ!» ይላሉ። قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّهْتَ خَاسِرَةٌ ⑫
13. እርሷን (እውን የምታደርጋት) አንዲት ጩኸት ብቻ ናት። فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ⑬
14. ወዲያውኑ በንቃት ላይ ናቸው። فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ⑭
15. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የሙሳ ወሬ መጣልህን? هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ⑮
16. ጌታው በተቀደሰው ጡዋ ሸለቆ በጠራው ጊዜ፤ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ⑯
17. ወደ ፈርዖን ሂድ፤ ወሰን አልፏልና። أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ⑰
18. (እንዲህም) በለው: «እራስህን ለማጥራት ታስባለህን? فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَنْ تَرْكَبُنَا ⑱
19. ጌታህንም ትፈራ ዘንድ መንገዱን ልመራህ፤ (ታስባለህን?)» وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ⑲
20. (ሙሳ ለፈርዖን) ታላቁንም ተዐምር አሳየው። فَأَرْزَلَهُ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ⑳
21. አስተባበለም፤ አመጸም፤ فَكَذَّبَ وَعَصَى ㉑
22. ከዚያ ለመጥፋት የሚተጋ ሆኖ ዘረ። ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ㉒

- 23. (ሀዝቡን) ሰበሰበም ተጣራም። فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿٢٣﴾
- 24. እኔ «ታላቁ ጌታችሁ ነኝ» አለም። فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٢٤﴾
- 25. አላህም በኋለኛይቱና በፊተኛይቱ ቃል ቅጣት ያዘው። فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَجْرَةِ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾
- 26. በዚህ ውስጥ አላህን ለሚፈሩ በእርግጥ ማስጠንቀቂያ አለበት። إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْتَى ﴿٢٦﴾
- 27. በአፈጣጠር እናንተ ይበልጥ የበረታችሁ ናችሁን? ወይስ ሰማይ? (አላህ) ገነባት። ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَيْنَهُمَا ﴿٢٧﴾
- 28. ከፍታዋን አጓነ አስተካከላችሁ። رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّلَهَا ﴿٢٨﴾
- 29. ሌሊቷንም ሸፈነ፤ ቀኗንም ግልጽ አደረገ። وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ صُحْلَهَا ﴿٢٩﴾
- 30. ምድርንም ከዚያ በኋላ ዘረጋት። وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلَتْهَا ﴿٣٠﴾
- 31. ውሃዋንና ግጦሷን ከእርሷ አወጣ። أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا ﴿٣١﴾
- 32. ጋራዎችንም አደላደላቸው። وَالْجِبَالَ أَرْسَبَهَا ﴿٣٢﴾
- 33. ለእናንተም ለእንስሶቻችሁም መጣቀሚያ ይሆን ዘንድ (ይሄን አደረገ)። مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾
- 34. ታላቁቱም መዓት በመጣች ጊዜ፤ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّلَامَةُ الْكُبْرَى ﴿٣٤﴾
- 35. ሰው ሁሉ የሰራውን የሚያስታውስበት ቀን፤ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ﴿٣٥﴾
- 36. ገሀንምም ለሚያይ ሰው በተገለጠች ጊዜ፤ وَبُورَّتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ﴿٣٦﴾
- 37. የካደ ሰውማ፤ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾
- 38. ቅርቢቱንም ሕይወት የመረጠ፤ وَوَاتَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾
- 39. በእርግጥ መኖሪያው ጀሀንም ናት። فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾
- 40. 'ወልማን ፊት መቆምን የፈራና ነፍሱንም ከዝንባሌዋ የከለከለማ፤ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾
- 41. በእርግጥ መኖሪያው ገነት ናት። فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾
- 42. ስለሰዓቲቱም መነሻዋ መቼ እንደሆነ ይጠይቁሃል። يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ﴿٤٢﴾
- 43. (ለመሆኑ አንተ ስለዚያች እለት) በመወሰኗ ምን ላይ አላህበትና? فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿٤٣﴾
- 44. የእርሷ ጉዳይ የሚመለሰው ወደ ጌታህ ብቻ ነው። إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَىٰهَا ﴿٤٤﴾
- 45. አንተ ያለብህ ለሚፈራት ሰው ሁሉ ስለ እርሷ (ከወዲሁ) ማስጠንቀቅ ነው። إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّن يَّحْشَهَا ﴿٤٥﴾
- 46. እነርሱ የሚያይዋት ቀን የአንዲትን ቀን ምሽት ወይም ረፋዲን እንጂ ያልቆዩ ይመስላሉ። كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ صُحْلَهَا ﴿٤٦﴾

ሱረቱ ዐበሰ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. ፊቱን አጨፈገገ፤ ዞረም፤ عَبَسَ وَتَوَلَّى ①

2. ዓይነስውሩ ወደ እርሱ ስለመጣ። أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ②

3. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ምን ያሳውቅሃል? ምን አልባትም (ይህ አይነስውር ሰው ከንተ በሚሰማው ምክር ከታጢአቶቹ) ሊጥራራ ይከጀላል። وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ③

4. ወይም ሊገሰጽና ግሳዴይቱም ልትጠቅመው ይከጀላል። أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ④

5. ያ! ከአላህ የተብቃቃውን ሰውማ፤ أَمَّا مَنْ أَسْتَعْتَى ⑤

6. አንተ ለእርሱ ትዘጋጃለህ። فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ⑥

7. ባይጥራራ (ባያምን)፤ ባንተ ላይ ምንም የሌለብህ ስትሆን፤ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ⑦

8. ያ! እየገሰገሰ የመጣህ ሰውማ፤ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ⑧

9. እርሱ አላህን የሚፈራ ሲሆን፤ وَهُوَ يَخْشَى ⑨

10. አንተ ከእርሱ ትዘናጋለህ። فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى ⑩

11. ተከልከል፤ (ቁርኣን) ማስገንዘቢያ ነው። كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ⑪

12. የፈለገ ሰው ሁሉ (ቁርኣንን) ያስታውሰዋል። فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ⑫

13. በተከበሩት ዱሐፎች ውስጥ ነው። فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ⑬

14. ከፍ በተደረገች፤ ንጹህም በተደረገች (ዱሐፍ ውስጥ ነው)። مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ⑭

15. በጸሐፊዎች መላዕክት እጆች (ንጹህ የተደረገ)። بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ⑮

16. የተከበሩና ታዛዦች በሆኑት ጸሐፊዎች (እጆች)፤ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ⑯

17. ሰው ተረገም። ምን ከሓዲ አደረገው? فَتِلْكَ الْأَنْسُنُ مَا أَكْفَرُهُ ⑰

18. (ጌታው) ከምን ነገር ፈጠረው? مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ⑱

19. (አያስተምን?) ከፍትወት ጠብታ ፈጠረው፤ መጠነዉም። مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ⑲

20. ከዚያም (መውጫ) መንገዱን አገራው። ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ ⑳

21. ከዚያም ገደለው። እንዲቀበርም አደረገው፤ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ㉑

22. ከዚያ ማንሳቱን በፈለገ ጊዜ ያስነሳዋል። ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ㉒

- 23. በእውነት ያንን ጌታው ያዘዘውን ገና አልፈደምም። كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُوهُ ﴿٢٣﴾

- 24. ሰው ወደ ምግብ ይመልስት፤ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾

- 25. እኛ ውሃን ማንቧቧን ያንቧቧን መሆናችንን፤ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾

- 26. ከዚያ ምድርን በደካማ ቡቃያ መሰንጠቅን የሰነጠቅን፤ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾

- 27. በውስጧም እህልን ያበቀልን فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾

- 28. ወይንም እርጥብ ሳርንም፤ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾

- 29. የዘይት ወይራንም ዘንባባንም፤ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾

- 30. ጭፍቆች አትክልቶችንም፤ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾

- 31. ፍራፍሬንና፤ ገለባንም (ያበቀልን መሆናችንን ይመልስት)። وَفَكَهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾

- 32. ለእናንተም ለእንሰሶቻችሁም መጠቀሚያ ይሆን ዘንድ (ይህን ሰራን)። مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَعْيَابِكُمْ ﴿٣٢﴾

- 33. አደንቋሪይቱ (መከራ) በመጣች ጊዜ፤ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ﴿٣٣﴾

- 34. ሰው ከወንድሙ በሚሸሸበት ቀን፤ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾

- 35. ከእናቱም፤ ከአባቱም፤ (በሚሸሸበት ቀን) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾

- 36. ከሚስቱና ከልጁም፤ (በሚሸሸበት ቀን) وَصَلْحَبَتَيْهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾

- 37. ከእነርሱ ለየሰው ሁሉ በዚያ ቀን ከሌላው የሚያብቃቃው ሁኔታ አለው። لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾

- 38. ፊቶች በዚያ ቀን አብሪዎች፤ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾

- 39. ሳቂዎችና ተደሳቾች ናቸው። صَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾

- 40. ፊቶች ደግሞ በዚያ ቀን በላያቸው ላይ ትብያ አለባቸው። وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾

- 41. ጥቁረት ትሸፍናቸዋለች፤ تَرَهَقْتُهَا فِئْرَةٌ ﴿٤١﴾

- 42. እነዚያ እነርሱ በአላህ ከሓዲያን እና በትዕዛዙ ላይ አመጸኞቹ ናቸው። أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ ﴿٤٢﴾

ሱረቱ አት ቲን

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ጸሐይ በተጠቀለለች ጊዜ፤ ﴿١﴾ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
2. ከዋክብትም በረገፍ ጊዜ፤ ﴿٢﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ
3. ተራራዎች በተናዳ ጊዜ፤ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
4. የአስር ወር እርጉዝ ግጭቶች ያለጠባቂ በተተው ጊዜ፤ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
5. አራዊቶችም በተሰበሰቡ ጊዜ፤ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
6. ባህሮችም በተቀጣጠሉ ጊዜ፤ ﴿٦﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
7. ነፍሶች በተቆራኙ ጊዜ፤ ﴿٧﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
8. ከነሕይወቷ የተቀበረችው ሴት ልጅም በተጠየቀች ጊዜ፤ ﴿٨﴾ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ
9. በምን ወንጀል እንደተገደለች፤ በተጠየቀች ጊዜ፤ ﴿٩﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
10. ጹሑፎችም በተዘረጉ ጊዜ፤ ﴿١٠﴾ وَإِذَا الْأَصْحَافُ نُفِّرَتْ
11. ሰማይም በተገሸለጠች ጊዜ፤ ﴿١١﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
12. ገሀነምም በተነደደች ጊዜ፤ ﴿١٢﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
13. ገነትም በተቀረበች ጊዜ፤ ﴿١٣﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
14. ነፍስ (ሁሉ ከስራ) ያቀረበችውን ታውቃለች፤ ﴿١٤﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ
15. (ሁኔታው ከሐዲያን እንደሚሉት አይደለም)::
ተመላሾች በሆኑት (ከዋክብት) እምላላሁ:: ﴿١٥﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِالْآنِسِ
16. አንዳንድ ጊዜ ሂደቶች በሌላ ጊዜ ገቢዎች በሆኑት ﴿١٦﴾ الْجَوَارِ الْكُنَيسِ
17. በሌሊቱም (ጨለማውን) በጠነሰሰ ጊዜ፤ ﴿١٧﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ
18. በንጋትም (በብርሃን) በተነፈሰ ጊዜ እምላላሁ:: ﴿١٨﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ
19. እርሱ (ቁርኣን) የተከበረው መልዕክተኛ ጅብሪል ቃል ነው:: ﴿١٩﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
20. የኃይል ባለቤት የሆነ፤ ከተፋኑ ባለቤት ዘንድም ባለሟል የሆነ፤ ﴿٢٠﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ
21. በዚያ ስፍራ ትዕዛዙ ተሰሚ፤ ታማኝም የሆነው (መልዕክተኛ ቃል ነው):: ﴿٢١﴾ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ
22. ነብያችሁም በፍጹም እብድ አይደለም:: ﴿٢٢﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ
23. በግልጹ አድማስ ላይ ሆኖ (ጅብሪልን) በእርግጥ አይቶታል:: ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ رَمَاهُ بِالْأَفْئِ الْيَمِينِ
24. እርሱም በፍቁ ወሬ ላይ ሰሳች (ንፋግ) አይደለም:: ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ
25. (ቁርኣን) የርጉም ሰይጣን ቃልም አይደለም:: ﴿٢٥﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ

26. ታዲያ (ይህንን በተመለከተ) ወይን ትሄዳላችሁ? ﴿٢٦﴾ فَأَيِّنَ تَذْهَبُونَ

27. እርሱ የዓለማት መገሰጫ እንጂ ሌላ አይደለም። ﴿٢٧﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

28. ከናንተ መካከል ቀጥተኛ መሆንን ለፈለገ (ሁሉ መገሰጫ) ነው። ﴿٢٨﴾ لَمَن شَاءَ مِنكُم أَن يَسْتَقِيمَ

29. (ሰዎች ሆይ!) የዓለማት ጌታ የሆነው አላህ ካልሻ رَبُّ يَشَاءُ اللَّهُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ هَاتِيكُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيكُمْ وَأَن تَأْخُذَكُم مِّن دُونِهَا إِنَّكُم لَعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

ሱረቱ አል ኢንፊራር

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።:

1. ሰማይ በተሰነጠቀች ጊዜ፤ ﴿١﴾ إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ

2. ከዋክብትም ተበታትነው በወደቁ ጊዜ፤ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ أُنثَرَتْ

3. ባህሮችም በተከፈቱና በተደባለቁ ጊዜ፤ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

4. መቃብሮችም በተገለበጡና ሙታን በተነሱ ጊዜ፤ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ

5. (ያኔ) ማንኛይቱም ነፍስ ያስቀደመችውንና ያዘገየችውን ታውቃለች። ﴿٥﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ

6. አንተ ሰው ሆይ! በችሩ ጌታህ ምን አታለለህ? ﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

7. በዚያ በፈጠረህ፤ አካለ ሙሉም ባደረገህ፤ ባስተካከለህም፤ ﴿٧﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

8. በማንኛውም (እርሱ) በፈለገው ቅርጽ በገጣጠመህ ጌታህ ምን አታለለህ? ﴿٨﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ

9. (ሰዎች ሆይ!) ተከልከሉ፤ በእውነት በፍርዱ ቀን ታስተባብላላችሁ። ﴿٩﴾ كَلَّا بَلْ تُكْذِبُونَ بِاللَّيْنِ

10. በእናንተ ላይ ጠባቂዎች ያሉባችሁ ስትሆኑ፤ ﴿١٠﴾ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ

11. የተከበሩ ጸሐፊዎች የሆኑ (ተጠባባቂዎች)፤ ﴿١١﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ

12. የምትሰሩትን (ሁሉ) ያውቃሉ፤ ﴿١٢﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

13. (እውነተኞቹ) ደጋጎች በእርግጥም በገንት ውስጥ ናቸው። ﴿١٣﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

14. ከሐዲያንም በእርግጥ በገሀነም ውስጥ ናቸው። ﴿١٤﴾ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

15. በፍርዱ ቀን ይገቧታል። ﴿١٥﴾ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الَّذِينَ

16. እነርሱም (ምን ጊዜም) ከእርሷ ራቂዎች አይደሉም። ﴿١٦﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ

17. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የፍርዱ ቀን ምን እንደሆነ ምን አሳወቀህ? ﴿١٧﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ

18. ከዚያም የፍርዱ ቀን ምን እንደሆነ ምን አሳወቀህ? ﴿١٨﴾ نُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِينَ

19. (እርሱ) ማንኛይቱም ነፍስ ለሌላይቱ ነፍስ ምንም ማድረግ የማትችልበት ቀን ነው። ነገሩም ሁሉ በዚያ ቀን ለአላህ ብቻ ነው።

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۗ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿١٩﴾

ሱረቱ አል ሙጠፊፊን

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኛ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. ለቀሻቢዎች ወዮላቸው፤ ﴿١﴾ وَيَبُلُّ لِّلْمُطَفِّفِينَ
2. ለእነዚያ ከሰዎች ለመግዛት ባስሰፈሩ ጊዜ የሚያስሞሉ፤ ﴿٢﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
3. እነርሱም (ለሰዎች) በሰፈሩ ወይም በመዘኑላቸው ጊዜ የሚያገሉ (ለሆኑት)። ﴿٣﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
4. እነዚያ እነርሱ ተቀስቃሾች መሆናቸውን (በትክክል) አያውቁምን? ﴿٤﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ
5. ለታላቁ ቀን፤ ﴿٥﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
6. ሰዎች ሁሉ ለዓለማት ጌታ (ፍርድ) በሚቆሙበት ቀን (ተቀስቃሾች መሆናቸውን)። ﴿٦﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
7. በእውነት የከፋዲያን መዝገብ በእርግጥ በ"ሲጂን" ውስጥ ነው። ﴿٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ
8. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) "ሲጂን" ምን እንደሆነ ምን አሳውቀህ? ﴿٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ
9. የታተመ (የተጠናቀቀ) መጽሐፍ ነው። ﴿٩﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ
10. ለአስተባባሮች (ሁሉ) በዚያ ቀን ወዮላቸው። ﴿١٠﴾ وَيَبُلُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
11. ለእነዚያ በፍርድ ቀን ለሚያስተባብሉት። ﴿١١﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ
12. በእርሱም ወሰን አላፈ ኃጢአተኛ ሁሉ እንጂ ሌላ አያስተባብልም። ﴿١٢﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
13. አናቅጾችን በእርሱ ላይ በተነበቡ ጊዜ እኒህ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ተረቶች ናቸው ይላል። ﴿١٣﴾ إِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمَا اثْنَانِ قَالِ اسْطِيرِ الْأَوْلِيَيْنِ
14. ይከልከሉ፤ ይልቁንም በልቦቻቸው ላይ ይሰሩት የነበሩት ኃጢአት ደገደገባቸው። ﴿١٤﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ
15. ይከልከሉ። እነርሱ በዚያ ቀን ጌታቸውን ከማየት ተጋራጆች ናቸው። ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُوبُونَ
16. ከዚያ እነርሱ በእርግጥ ገሀነም ገቢዎች ናቸው። ﴿١٦﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ
17. ከዚያ ይህ ያ በእርሱ ታስተባብሉበት የነበራችሁት ነው ይባላሉ። ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

- 18. የ(እውነተኞቹ) ደጋጎች መጽሐፍ በ"ዲሊዩን" ውስጥ ነው። كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ ﴿١٨﴾

- 19. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) "ዲሊዩን"ም ምን እንደሆነ ምን አሳውቀህ? وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾

- 20. የታተመ (የተጠናቀቀ) መጽሐፍ ነው። كِتَابٌ مَرْفُوعٌ ﴿٢٠﴾

- 21. (የአላህ) ባለሚሎቹ ይጠብቁታል (ይጠዱታል)። يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾

- 22. (እውነተኞቹ) ደጋጎች በእርግጥም በገነት ውስጥ ናቸው። إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾

- 23. በተዋቡ ዙፋኖች ላይ የተደገፉ ሆነው ይመለከታሉ። عَلَى الْأَرْبَابِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾

- 24. ከፊቶቻቸው ላይ የድሎችን ውበት ትረዳለህ (ታውቃለህ)። تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾

- 25. ተጣርቶ ከታተመ ወይን ጠጅ ይጠጣሉ። يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْمُومٍ ﴿٢٥﴾

- 26. መደምደሚያው ሚስክ ከሆነ (መጠጥ ቆይታ)። ተሽቀዳዳሚዎች በዚህ ይሽቀዳደሙ። خِتْمُهُمْ مِسْكٌَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ (መጠጥ ይጠጣሉ)። التَّمَتَّنَفُسُونَ ﴿٢٦﴾

- 27. መበረዣውም ከተስፋም ነው። وَمِرْآةُ جُوهٍ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾

- 28. (የአላህ) ባለሚሎቹ ከእርሷ የሚጠጡላት ምንጭ ናት። عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾

- 29. እነዚያ (በአላህ ላይ) ያመጹት በእነዚያ (በአላህ) ባመኑት በእርግጥ ይስቁ ነበር። إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَصْحَكُونَ ﴿٢٩﴾

- 30. በእነርሱም አጠገብ ባለፉ ጊዜ ይጠቋቆሙባቸው (ይጠቃቀሱባቸው) ነበር። وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾

- 31. ወደ ቤተሰቦቻቸውም በተመለሱ ጊዜ (በመሰላቃቸው) ተደሳቾች ሆነው ይመለሱ ነበር። وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾

- 32. ባዩዎቻቸው ጊዜ፡- "እነዚህ በእርግጥ ተሰሳቾች ናቸው።" ይሉ ነበር። وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾

- 33. በእነርሱ ላይ ተጠባባቂዎች ተደርገው ያልተላኩ ሲሆኑ። وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ خَافِظِينَ ﴿٣٣﴾

- 34. ዛሬ (በትንሳኤ ቀን) ግን እነዚያ በትክክል በአላህ ያመኑት ሰዎች በከፋዲያን ላይ ይስቃሉ። فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَصْحَكُونَ ﴿٣٤﴾

- 35. በተዋቡ ዙፋን ላይ ሆነው የሚመለከቱ ሲሆኑ (ይስቃሉ)። عَلَى الْأَرْبَابِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾

- 36. ከሐዲያን ይሰሩት የነበሩትን (ዋጋ) ተመነዱን? (ይላሉ)። هَلْ نُؤْتِبَ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

ሱረቱ አል ኢንሺቃቅ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. ሰማይ በተቀደደች (በተሰነጠቀች) ጊዜ፤ إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتْ ①
2. የጌታዋንም ትዕዛዝ በሰማች ጊዜ፤ (ልትሰማ) ተገባትም፤ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ②
3. ምድርም በተለጠጠች ጊዜ፤ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ③
4. በውስጧ ያለውንም ሁሉ በጣላችና ባዶ በሆነች ጊዜ፤ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ④
5. ለጌታዋም በሰማች ጊዜ፤ (ልትስማ) ተገባትም፤ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ⑤
6. አንተ ሰው ሆይ! አንተ ጌታህን በሞት እስከምትገናኝ ድረስ ልፋትን ለፊ ነህ። ተገናኚውም ነህ። يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ⑥
7. ያ! መጽሐፉን በቀኝ እጅ የተሰጠውማ فَأَمَّا مَنْ أَوْقَىٰ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ⑦
8. በእርግጥ ቀላልን ምርመራ ይመረመራል። فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ⑧
9. ወደ ቤተሰቦቹም ተደሳች ሆኖ (በደስታ) ይመለሳል። وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ⑨
10. ያ! መጽሐፉን በጀርባው በኩል የተሰጠው ግን وَأَمَّا مَنْ أَوْقَىٰ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ⑩
11. (ዋ! ጥፋቴ በማለት) ጥፋትን በእርግጥ ይጠራል። فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ⑪
12. የተጋጋሞች እሳትንም ይገባል። وَيَصَلِّي سَعِيرًا ⑫
13. እርሱ በቤተሰቡ ውስጥ ተደሳች ነበርና፤ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ⑬
14. እርሱም ወደ አላህ እንደማይመለስ አሰበ። إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَجُورَ ⑭
15. አይደለም (ይመለሳል)፤ ጌታው በእርሱ (መመለስ) አዋቂ ነው። بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ⑮
16. ስለሆነም በወጋጉ እምላላሁ። فَلَا أَقْسِمُ بِاللَشْفِقِ ⑯
17. በሌሊቱና በሰበሰበውም ሁሉ፤ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ⑰
18. በጨረቃውም በሞላ ጊዜ (እምላላሁ)። وَأَلْقَمِ إِذَا آنَسَ ⑱
19. ከአንድ እርከን ወደ ሌላ እርከን ትሸጋገራላችሁ። لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبِقِ ⑲
20. የማያምኑት ለእነርሱ ምን አላቸው (ምን ሆነው ነው)? فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑳
21. በእነርሱ ላይ ቁርኣን በተነበበ ጊዜ የማይሰግዱትስ ለእነርሱ ምን አላቸውና ነው? وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ㉑

22. በእርግጥ እነዚያ የካዱት ያስተባብላሉ። بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾

23. አላህ በልቦቻቸው የሚቋጥሩትን ሁሉ አዋቂ ነው። وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾

24. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) በአሳማማ ቅጣት አብስራቸው። فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

25. እነዚያ በአላህ አምነው መልካም ተግባራትን የሰሩት ሲቀሩ፤ ለእነርሱም የማይቋረጥ ምንዳ አላቸው። إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

ሱረቱ አል ቡሩጅ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. የህብረ ከዋክብት ባለቤት በሆነችው ሰማይ፤ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾

2. በተቀጠረውም ቀን፤ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾

3. በመስከሪያ በሚመሰክርበትም እምላላሁ። وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾

4. የጉድቡ ባለቤቶች ተረገሙ። فَتِيلَ أَصْحَابِ الْأَخْضُدِ ﴿٤﴾

5. የባለማገዶቹ እሳት ባለቤቶች። أَلْقَارِ ذَاتِ الْأَقْوُدِ ﴿٥﴾

6. እነርሱ በርሷ (አፋፍ) ላይ ተቀማጮች በሆኑ ጊዜ (ተረገሙ)። إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾

7. እነርሱም በምዕመኖች ላይ ለሚሰሩት (ማስቃየት) መስከሪያዎች ናቸው። وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾

8. ከእነርሱም በአሸናፊውና በምስጉኑ ጌታ ማመናቸውን እንጂ ሌላን ምንንም አልጠሉም። وَمَا تَقْضُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾

9. ያ የሰማይና የምድር ንግስና ለእርሱ ብቻ የሆነውን (ነው ያመኑበት)። አላህም በነገሩ ሁሉ ላይ መስከሪ ነው (አዋቂ ነው)። الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾

10. እነዚያ አማኞችና ምዕመናትን ያሰቃዩና ከዚያ ያልተጸጸቱ ሁሉ ለእነርሱ የገሀም ቅጣት አላላቸው። ለእነርሱም የመቃጠሉ ስቃይ አልላቸው። إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلْحَرِيقٍ ﴿١٠﴾

11. እነዚያ በአላህ አምነው መልካም ስራዎችን የሰሩ ሁሉ ለእነርሱ ከስርቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው ገንቶች አሏቸው። ይህ ታላቅ ስኬት ነው። إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾

12. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የጌታህ በኃይል መያዝ ብርቱ ነው። إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾

13. እነሆ እርሱ መፍጠርን ይጀምራል፤ ይመልሳልም።

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾

14. እርሱም ምህረቱ የበዛ ወዳድ ነው።

وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾

15. የላቀው የተፋኑ ባለቤት ነው።

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾

16. የሚሻውን ሁሉ ሰሪ (ፈፃሚ) ነው።

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

17. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ! የእነዚያ ነብያትን ያስተባበሉ) ሰራዊቶች ወሬ መጣልህን?

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾

18. የፈርዓውንና የሰሙድ (ወሬ ደርሶሃልን)?

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾

19. በእውነት እነዚያ (በአላህ) የካዱት (ሰዎች ሁሉ) እውነትን በማስተባበል ውስጥ ናቸው።

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾

20. አላህም በዙሪያቸው (በዕውቀቱ) ከባቢ ነው።

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾

21. ይልቁንም እርሱ የተከበረ ቁርኣን ነው።

بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ ﴿٢١﴾

22. የተጠበቀ በሆነ ሰሌዳ (ሎህ) ውስጥ ነው።

فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

ሱረቱ አጥ ጣሪቅ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. በሰማዩ እና ሌሊት በሚመጣውም እምላላሁ:: ① وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ
2. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የሌሊት መጪው ምን እንደሆነ ምን አሳወቀህ? ② وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ
3. ጨለማውን ሰንጠቁ ከከብ ነው:: ③ التَّجْمُ التَّقَابُ
4. ነፍስ ሁሉ በእርሷ ላይ ጠባቂ ያለባት እንጂ ሌላ አይደለችም:: ④ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
5. የሰው ልጅ ከምን እንደተፈጠረ ይመልከት፤ ⑤ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ
6. ከተስፋንጣሪ ውሃ (የዘር ፈሳሽ) ተፈጠረ:: ⑥ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ
7. ከጀርባና ከእርግብግቢቶች መካከል የሚወጣ ከሆነ የዘር ፈሳሽ ውሃ (ተፈጠረ):: ⑦ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
8. አላህ እርሱን በመመለሱ ላይ በእርግጥ ቻይ ነው:: ⑧ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ
9. ሚስጥሮች በሚገለጹበት ቀን፤ ⑨ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ
10. (ለሰው) ምንም ኃይልና ረዳት አይኖረውም:: ⑩ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ
11. የመመለስ ባለቤት (ዝናባማ) በሆነችው ሰማይ እምላላሁ:: ⑪ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ
12. (በበቃይ) የመሰንጠቅ ባለቤት በሆነችው ምድርም እምላላሁ:: ⑫ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ
13. እርሱ (ቁርኣን)፤ (እውነትን ከውሸት) የሚለይ (የአላህ) ቃል ነው:: ⑬ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ
14. እርሱም ቀልድ አይደለም:: ⑭ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ
15. እነርሱ በእርግጥ ተንኮልን ያሴራሉ (ይሸርባሉ):: ⑮ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا
16. እኔ ተንኮልንም እመልሳለሁ (አመክናለሁ):: ⑯ وَأَكِيدُ كَيْدًا
17. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ከሐዲያንን ቀን ሰጣችው:: ጥቂትን ጊዜ አቆያችው (ታገሳችው):: ⑰ فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمَهُلُهُمْ رُوَيْدًا

ሱረቱ አል አዕላ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የዚያን ከሁሉ በላይ የሆነውን ጌታህን ስም አጥራ (አሞግስ):: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ①

2. ያ ሁሉን ነገር የፈጠረውንና ያስተካከለውን፤ الَّذِي خَلَقَ قَسْوَى ②

3. ያን የወሰነውን ነገርንም ሁሉ ለተፈጠረለት የመራውን፤ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ③

4. ያም ግጦሽን ለምለም አርጎ ያወጣውን፤ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ④

5. (ከዚያ) ደረቅ ጥቁር ያደረገውንም (አምላክ ስም አሞግስ):: فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ⑤

6. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ቁርኣንን በእርግጥ እናስነብብሃለን፤ አትረሳምም፤ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى ⑥

7. አላህ ከፈለገው ነገር በስተቀር፤ እናም እርሱ *إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى* ግልጹንም የሚሸሽገውንም ሁሉ ያውቃልና፤ ⑦

8. ለገሪቱም (ሕይወት እስላምን ትስተል ዘንድ) እናገራሃለን:: وَنُنَبِّئُكَ لِئَلَّا تُرَى ⑧

9. (ሰዎችንም) ገስፅ፤ ግሳይቱ ብትጠቅም:: فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى ⑨

10. (አላህን) የሚፈራ በእርግጥ ይገሰፃል:: سَيَذَكَّرُ مَن يَخْفَى ⑩

11. መናጢዉም ይርቃታል:: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ⑪

12. ያ! ታላቁቱን እሳት የሚገባው፤ الَّذِي يَصِلُ النَّارَ الْكُبْرَى ⑫

13. ከዚያም በእርሷ ውስጥ የማይምትና ህያዉም የማይሆነው:: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ⑬

14. (አላህን ከማመፅ) የተጥራራ ሰው በእርግጥ ዳን፤ فَذُفِّلِحَ مِن تَرْكَى ⑭

15. የጌታውንም ስም ያወሳና የሰገደ:: وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ⑮

16. ይልቁንም ቅርቢቱን ሕይወት ታስቀድማለችሁ፤ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ⑯

17. (ሰዎች ሆይ!) መጨረሻይቱ ሕይወት በላጭና፤ ዘወታሪ ሆና ሳለ:: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ⑰

18. ይህ በቀደምቶቹም መጻሕፍት ውስጥ ያለ ነው:: إِنَّ هَذَا لَبِی الْأُصْحَفِ الْأُولَى ⑱

19. በኢብራሂምና በሙሳ መጽሐፍት ውስጥ የሰፈረ እውነታ ነው:: صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ⑲

ሱረቱ አል ጋሺያህ

በአለህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) የሽፋኝቱ ትንሳኤ ወሬ መጣልህን? هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ﴿١﴾
2. በዚያ ቀን የከላዲያን ፊቶች ተዋራጆች ናቸው:: وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾
3. ሰሪዎች ለፊዎች ናቸው:: عَامِلَةٌ تَأْتِبَةٌ ﴿٣﴾
4. የምታቃጥልን እሳት ይገባሉ:: تَضَلَّى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾
5. በጣም ከፈለች ምንጭም ይጋታሉ:: نُسْقَى مِنْ عَيْنٍ عَابِيَةٍ ﴿٥﴾
6. ዶሪዕ ከሚባል (እሾሃማ) ዛፍ እንጂ ሌላ ምግብ የለቸዉም:: لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيحٍ ﴿٦﴾
7. አካልን አያሰባ፤ ከረኃብም አያብቃቃ፤ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾
8. (የአማንያን) ፊቶች በዚያ ቀን ተቀማጣዮች ናቸው:: وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ﴿٨﴾
9. በስራቸውም ተደሳቾች ናቸው:: لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾
10. በከፍተኛ ገነት ውስጥ ናቸው:: فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾
11. በውስጧ ውድቅን ነገር አይሰሙም:: لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ﴿١١﴾
12. በውስጧ ፈሳሾች ምንጮች አሉ:: فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾
13. በውስጧ ከፍ የተደረጉ አልጋዎች አሉ:: فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾
14. በተርታ የተኖሩ ኩባያዎችም፤ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾
15. የተደረደሩ መከዳዎችም፤ وَنَمَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾
16. የተነጠፉ ስጋጃዎችም (አሉ):: وَزَرَارِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾
17. (ከላዲያን) ግመል እንዴት እንደተፈጠረች አይመለከቱምን? أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾
18. ሰማይም እንዴት ከፍ እንደተደረገች! وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾
19. ተራራዎችም እንዴት እንደ ተቸከሉ! وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾
20. ምድርም እንዴት እንደተዘረጋች አይመለከቱምን?! وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾
21. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አስታውስም:: አንተ አስታዋሽ ብቻ ነህና:: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾
22. በእነርሱ ላይ አስገዳጅ (ተሸሚ) አይደለህም፤ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٢٢﴾
23. ግን ከእውነት የዘረና የካይ፤ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾

24. አላሁም ከባዱን ቅጣት ይቀጣዋል።

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾

25. መመለሻቸው ወደ እኛ ብቻ ነው።

إِنَّا إِلَيْنَا يَأْتِبُهُم ﴿٢٥﴾

26. ምርመራቸውም በእኛ ላይ ብቻ ነው።

نُمَّا إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

ሱረቱ አል ፈጅር

በአላሁ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. በጎህ፤ እምላላሁ

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾

2. በአስሩ ሌሊቶችም፤

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾

3. በጥንዱም በነጠላውም፤

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾

4. በሌሊቱም በሚጓዝበት ጊዜ እምላላሁ።

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرَ ﴿٤﴾

5. በዚህ መሀላ ለባለ አእምሮ ታላቅ መሀላ የለበትምን?

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ﴿٥﴾

6. ጌታህ በዓድ ሀዝቦች ላይ እንዴት እንደሰራ አላወክምን?

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾

7. በባለ ረዣዥሚቱ አዕማድ ኢረም ላይም፤

إِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾

8. በዚያች ብጤዋ በአገሮች ውስጥ ያልተፈጠረ በሆነችው፤

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾

9. በእነዚያ (በሸለቆዎች) ቋጥኝን የቦረቦሩ በሆኑት ሰሙድም፤

وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾

10. ባለ ችካሎች በሆነው ፈርዖንም፤

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾

11. በእነዚያ በአገሮች ላይ ግፍ የሰሩ (በሆኑትም ላይ)፤

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾

12. በእርሷም ውስጥ ጥፋትን ያበዙ በሆኑት (እንዴት እንደሰራ አታውቅምን?)

فَأَكْفُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾

13. በእነርሱ ላይም ጌታህ የቅጣትን አለገጋ አወረደባቸው።

فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾

14. ጌታህ በመጣባባቱም ላይ ነው።

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

15. የሰው ልጅ ጌታው በሞከረው ጊዜ ባከበረውና ባጣቀመው ጊዜ ጌታየ አከበረኝ (አበለጠኝ) ይላል።

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ ﴿١٥﴾ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾

16. በሞከረውና በእርሱ ላይ ሲሳዩን ባጠበበበት (ጊዜ) እንዲሁ ጌታየ አሳሰኝ ይላል።

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْدَانِي ﴿١٦﴾

17. በፍፁም! ይልቁንም የቲምን አታከብሩም፤

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾

18. ድሃንም በማብላት ላይ አትበረታቱም፤

وَلَا تَحْتَضِنُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿١٨﴾

19. የውርስንም ገንዘብ የመሰብሰብን አበላል (ያለአግባብ) ትበላላችሁ፤ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاكَ أَكْلًا لَمًّا ﴿١٩﴾

20. ገንዘብንም አብዝታችሁ (አለቅጥ) ትወዳላችሁ፤ وَتَجْبُونَ الْمَالَ حَبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

21. (ሰዎች ሆይ! ተዉ)። ታቀቡ። ምድር ደጋግማ በተንኮታኮተች ጊዜ፤ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾

22. ጌታህ በመጣና መላዕክትም በሰልፍ በሰልፍ ሆነው በመጡ ጊዜ፤ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾

23. ገሀነምም በዚያ ቀን በተመጣች ጊዜ በዚያ ቀን ሰው ሁሉ ጥፋቱን በትክክል ይገነዘባል። መገንዘቡ በየት በኩል (ይጥቀመው)? وَجَاءَتْ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿٢٣﴾

24. "ወይ እኔ! ምነው በሕይወቴ (መልካምን ስራ) ባስቀደምኩ ኖሮ" ይላል። يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾

25. በዚያ ቀንም የእርሱን አቀጣጥ የመሰለ አንድም አካል አይቀጣም። فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ﴿٢٥﴾

26. የእርሱንም፤አስተሳሰር አንድም አካል አያስርም። وَلَا يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

27. (ለአመነች ነፍስም እንዲህ ትባላለች)- አንቺ በአላህ የረካሺው ነፍስ ሆይ! يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

28. (ከእርሱም) የወደድሽ፤ (እርሱ ዘንድም) የተወደደሽ ሆነሽ ወደ ጌታሽ ተመለሽ። أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُّرْضِيَةً ﴿٢٨﴾

29. ከዉድ ባሮቼም ጋር ተቀላቀይ። فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾

30. ወደ ገነቴም ግቢ ትባላለች። وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

ሱረቱ አል በለድ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. በዚህ ሀገር (በመካ) እምላላሁ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ١
2. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) አንተ በዚህ አገር ሰፋሪ ስትሆን። وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ٢
3. በወላጇና በወላዳቸውም (በአደምና በዘሮቹ) ሁሉ (እምላላሁ)። وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ ٣
4. ሰውን ሁሉ በእርግጥ በልፋት ውስጥ ሆኖ ፈጠርነው። لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ٤
5. በእርሱ ላይ አንድም አካል የማይችል መሆኑን ይጠረጥራልን? أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يُقَدِّرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ٥
6. "ብዙን ገንዘብ አጠፋሁ" ይላል፤ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ٦
7. አንድም ያላየው መሆኑን ያስባልን? أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ٧
8. ለእርሱ ሁለት አይኖችን አላደረግንለትንምን? أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ٨
9. አንድ ምላስንና ሁለት ከንፈሮችንም፤ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ٩
10. ሁለትን መንገዶችስ አልመራነዉምን? وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ١٠
11. ዐቀቦቱን አልወጣም። فَلَا أَفْتَحَمُ الْعَقَبَةَ ١١
12. ዐቀቦቱን መውጣት ምን እንደሆነ ምን አሳወቀህ? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ١٢
13. ያ ጫንቃን መልቀቅ ነው።¹ فَكُ رَقَبَةٌ ١٣
14. ወይም የረሀብ ባለቤት በሆነ ቀን (ረሀብተኛን) ማብላት፤ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ ١٤
15. የዝምድና ባለቤት የሆነን የቲም፤ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ١٥
16. ወይም የአፈር ባለቤት የሆነን (ችግረኛ) ማብላት ነው። أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ١٦
17. ከዚያም ከእነዚያ በአላህ ካመኑትና በመታገስ ላይ ለይ **كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ١٧**
18. እነዚያ (ይህንን የፈጸሙ) የቀኝ ዳዶች ናቸው። أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ١٨
19. እነዚያ በአናቅጻችን የካዱ ሁሉ እነርሱ የግራ ዳዶች **وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ١٩**
20. ለእነርሱ የምትዘጋባቸው እሳትም አላች። عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ٢٠

¹ ባሪያን ነጻ ማውጣት ማለት ነው

ሱረቱ ኣሽ ሸምስ

በኣላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም ኣዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

- | | |
|---|--|
| 1. በጸሐይና በብርሀኗ፤ (እምላላሁ) | وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿١﴾ |
| 2. በጨረቃም ጸሐይን በተከተላት ጊዜ፤ | وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ﴿٢﴾ |
| 3. በቀንም ጸሐይን በገለፃት ጊዜ፤ | وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّلَهَا ﴿٣﴾ |
| 4. በሌሊቱም ጸሐይን በሸፈናት ጊዜ፤ | وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿٤﴾ |
| 5. በሰማይ እና በገነባትም፤ | وَالسَّمَاءِ وَمَا بَدَّنَهَا ﴿٥﴾ |
| 6. በምድር እና በዘረጋትም፤ | وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ﴿٦﴾ |
| 7. በነፍስም ባስተካከላትም | وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ |
| 8. ኣመጽዋንና ፍርሃቷንም ባሳወቃት (ኣምላክም በኣላህ እምላላሁ):: | فَأَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ |
| 9. (ነፍስን) ከኃጢአት ያጠራ ሰው ሁሉ በእርግጥ ተሳካላት:: | فَدَأْفَلَحَ مَن رَّكَدَهَا ﴿٩﴾ |
| 10. በኃጢአትም የሸፈናት ሰው ሁሉ በእውነት ኣፈረ (ከሰረ):: | وَقَدَّ خَابَ مَن دَسَّهَا ﴿١٠﴾ |
| 11. ሰሙድ ወሰን በማለፍም ምክንያት ኣስተባበላች፤ | كَذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿١١﴾ |
| 12. ጠማማዋ በተነሳ ጊዜ:: | إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿١٢﴾ |
| 13. ለእነርሱም የኣላህ መልዕክተኛ (ሲሊህ):-የኣላህን ግመልና የመጠጥ ተራዋን (ጡብቁላት) ኣላቸው:: | فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿١٣﴾ |
| 14. እነርሱ ኣስተባበሉትም፤ ከዚያ ወጓት፤ በኃጢአታቸውም ምክንያት ጌታቸው (ቅጣትን) በእነርሱ ላይ ደመደመባቸው፤ ኣስተካከላትም:: | فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمُ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿١٤﴾ |
| 15. (የምታስተካክለውን) ፍፃሜዋንም ኣይፈራም:: | وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿١٥﴾ |

ሱረቱ አል ለይል

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

1. በሌሊቱ (ጨለማውን) በሚሸፍነው ጊዜ፤ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ١
(እምላላሁ)

2. በቀኑም በተገለጸ ጊዜ፤ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَافَى ٢

3. ወንድንና ሴትን በፈጠረውም (አምላክ) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ٣
እምላላሁ።

4. ስራችሁ በእርግጥ የተለያየ ነው። إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَى ٤

5. ያ! የሰጠና ጌታውንም የፈራማ፤ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ٥

6. በመልካሚቱ እምነትም ያረጋገጠ ሰው وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ٦

7. ለገራቱ እናገራዋለን። فَسَنِّيَسِرُهُ لِلْيُسْرَى ٧

8. ያ! የሰሰተ በራሱም የተብቃቃ፤ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ٨

9. በመልካሚቱም ያስተባበለውም وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ٩

10. ለክፋት እናዘጋጃለን። فَسَنِّيَسِرُهُ لِلْعُسْرَى ١٠

11. ገሀነም በወደቀ ጊዜ ያ! ገንዘቡ ከእርሱ ምንም وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ١١
አይጠቅመውም።

12. ቅኑን መንገድ መግለጽ በእኛ ላይ አለብን። إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ١٢

13. መጨረሻይቱም መጀመሪያይቱም ዓለም وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ١٣
የእኛው ነው።

14. የምትንቀለቀል እሳት አስጠነቀቅቧችሁ። فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ١٤

15. ከጠማማ በስተቀር የማይገባባትን لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ١٥

16. ያ ያስተባበለና ከትዕዛዝም የሸሸ እድለ ቢስ (ነው الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٦
የሚገባባት)።

17. አላህን በጣም ፈሪ የሆነ በእርግጥ ይርቃታል። وَسَيَجْجَبُهَا الْأَنْتَقَى ١٧

18. ያ (ከወንጀል) የሚጥራራ ሲሆን ገንዘቡን الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ١٨
የሚለግስ፤

19. ለአንድም ሰው በእርሱ ዘንድ ተመላሽ የሚሆን وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ١٩
ውለታ ሳይኖርበት።

20. የታላቁን ጌታውን የአላህን ውዴታ በመፈለግ إِلَّا أَتْبَعَا وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى ٢٠
ብቻ (ይህንን የሰራ) ሲቀር።

21. እርሱማ ወደ ፊት (በሚሰጠው) በእርግጥ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ٢١
ይደሰታል።

ሱረቱ አድ ዱሐ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

- 1. በረፋዱም፤ (እምላላሁ) ﴿١﴾ وَالضُّحَى
- 2. በሌሊትም ጸጥ ባለ ጊዜ እምላላሁ:: ﴿٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى
- 3. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ አላሰናበተህም፤ አልጠላህምም:: ﴿٣﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى
- 4. የመጨረሻይቱ ዓለም ከመጀመሪያይቱም ይልቅ ለንተ በላጭ ናት:: ﴿٤﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى
- 5. ጌታህም ወደ ፊት ብዙ ስጦታ በእርግጥ ይሰጥሃል:: ትደሰታለህም:: ﴿٥﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
- 6. የቲም ሆነህ አላገኘህምና አላስጠጋህም? (አስጠግቶሃል):: ﴿٦﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى
- 7. የሳትክም ሆነህ አገኘህና መራራ:: ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى
- 8. ደሃም ሆነህ አገኘህና አከበረህ:: ﴿٨﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى
- 9. እናም የቲምን አትጮቁን:: ﴿٩﴾ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
- 10. ለጣኝንም አትገላምጥ:: ﴿١٠﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
- 11. የጌታህንም ጸጋ ግለጽ:: ﴿١١﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

ሱረቱ አሽ ሸርሀ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

- 1. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ልብህን ላንተ አላሰፋንልህም? ﴿١﴾ أَلَمْ نُشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
- 2. ሸክምህንም አወረድንልህ? ﴿٢﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
- 3. ያንን ጀርባህን ያከበደውን (ሸክም) ﴿٣﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ
- 4. መወሰንህንም ከፍ አላደረግንልህ? ﴿٤﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
- 5. እናም ከችግር ጋር በእርግጥ ምቹት አለ:: ﴿٥﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
- 6. ከችግር ጋር በእርግጥ ምቹት አለ:: ﴿٦﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
- 7. (የጀመርከውን ጥሩ ስራ) በጨረስክ ጊዜ ወደ ሌላ ጥሩ ስራ ቀጥል (አስከትል):: ﴿٧﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
- 8. ክጃሎትህንም ወደ ጌታህ ብቻ አድርግ:: ﴿٨﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

ሱረቱ አት ቲን

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

- 1. በበለስና፤ በወይራ ዛፍ እምላላሁ፤ وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ①
- 2. በሲና ተራራም፤ وَوُظُورِ سَيْنِينَ ②
- 3. በዚህ በጸጥተኛው (ጸጥታ በነገሰበት) አገር መካም እምላላሁ። وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ③
- 4. በርግጥ ሰውን በጣም በአማረ አቋም ላይ ፈጠርነው። لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ④
- 5. ከዚያም (ከፊሉን) ከበታችኛች ሁሉ በታች አድርገን መለስነው። ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ⑤
- 6. እነዚያ በአላህ ያመኑትና መልካም ተግባራት የሰሩት ሲቀሩ ለእነርሱም የማይቋረጥ ምንዳ አላላቸው። إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑥
- 7. (የሰው ልጅ ሆይ) ታዲያ ከዚህ (እውነታ) በኋላ በፍርዱ ምን አስተባባይ አደረገህ? فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالذِّينِ ⑦
- 8. አላህ ከፈራጆች ሁሉ ይበልጥ ፈራጅ አይደለምን? أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ⑧

ሱረቱ አል ዐለቅ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

- 1. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) በዚያ (ሁሉንም ነገር) በፈጠረ ጌታህ ስም (ጀምርና) አንብብ! أَفْرَأَىٰ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ①
- 2. ሰውን ከረጋ ደም በፈጠረው (ጌታህ ስም):: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②
- 3. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) አንብብ! ጌታህም በጣም ቸር ነው። أَفْرَأَىٰ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③
- 4. ያ በብዕር ያስተማረ (ጌታ)፤ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④
- 5. የሰውን ልጅ ያላወቀውን ሁሉ ያሳወቀ (ጌታ):: عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤
- 6. በእውነቱ የሰው ልጅ ወሰንን ያልፋል። كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغٍ ⑥
- 7. ራሱን የተብቃቃ ሆኖ በማየቱ ምክንያት أَنْ رَّءَاهُ اسْتَعْجَىٰ ⑦
- 8. መመለሻው ወደ ጌታህ ብቻ ነው። إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْرُجْعَىٰ ⑧

1 ይህ አንቀጽና ቀጥሎ ያሉት ከቁርአን መጀመሪያ የወረዱ አንቀጾች ናቸው። በኑር ተራራ ላይ በምገኘው የሂራእ ዋሻ ውስጥ ነቢዩ ሰ/ዐ/ወ/ ኸልዋ ወጥተው እያሉ ነው የወረደባቸው። (ቡኸረና ሙስሊም፤ የወሀይ አጀማመር ምእራፍ)

- 9. ያንን የሚከለክለውን አየህን? أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْعَى ①
- 10. ባሪያን በሰገደ ጊዜ (የሚከለክለውን): عَبْدًا إِذَا صَلَّى ②
- 11. እስቲ ንገረኝ (ተከልካዩ ባሪያዎ) በትክክል መንገድ ላይ ቢሆን፤ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ آلِهَتَيْ ③
- 12. ወይም (ፈጣሪውን) በመፍራት ቢያዝ ምን እንደሚሆን አየህን? أَوْ أَمَرَ بِالْقَوَىٰ ④
- 13. እስቲ ንገረኝ (ከልካዩ) ቢያስተባብልና ከእምነት ቢሸሽ፤ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ⑤
- 14. አላህ የሚያይ መሆኑን አያውቅምን? أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ⑥
- 15. ይታቀብ፤ የማይከለክል ከሆነ አናቱን ይዘን አንጎትተዋለን። كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ⑦
- 16. ያኛን ውሸታምና ስህተተኛ የሆነችውን አናቱን። نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ⑧
- 17. ሸንጎውንም ይጥራ፤ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ⑨
- 18. እኛም ዘበኞቻችንን እንጠራለን። سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ⑩
- 19. በጭራሽ፤ (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ይህን ለሚል ከሐዲ አትታዘዘው፤ ስገድ፤ ወደ አላህም ተቃረብ። كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ⑪

ሱረቱ አል ቀድር

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

- 1. እኛ (ቁርአንን) በመወሰኛይቱ ሌሊት ውስጥ አወረድነው። إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ①
- 2. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የመወሰኛይቱ ሌሊት ምን እንደሆነች ምን አሳወቀህ? وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ②
- 3. የመወሰኛይቱ ሌሊት ከሺህ ወር የምትበልጥ ነች። لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ③
- 4. በእርሷ ውስጥ መላዕክትና ፍሕም (ጂብሪል) በጌታቸው ፈቃድ በሁሉም ጉዳዮች ይዘው ይወርዳሉ። تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ④
- 5. እርሷም ጎህ እስኪወጣ ድረስ ሰላም ነች። سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ ⑤

1 እዚህ የንባብ ሱጁድ አለ። ይህ የመጨረሻ ሱጁድ ነው።

ሱረቱ አል-በይናህ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ከመጽሐፍ ባለቤቶችና ከአጋሪዎች እነዚያ በአላህ የካዱት ሰዎች ግልጽ አስረጂ እስኪመጣላቸው ድረስ (ከነበሩበት አቋም) ተወጋጆች አልነበሩም::

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝۱

2. (አስረጂውም) የተጥራሩ (መጽሐፎችን) የሚያነቡ ከአላህ የሆነ መልዕክተኛ ነው::

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۝۲

3. በውስጡም ቀጥተኛ የሆኑ ጹሁፎች ያሉባት የሆነችን (አስረጂ)::

فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۝۳

4. እነዚያ መጽሐፍን የተሰጡ ሰዎችም ግልጽ አስረጂ ከመጣላቸው በኋላ እንጂ አልተለዩዋል::

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۝۴

5. ሃይማኖትን ለአላህ ብቻ አጥሪዎችና ቀጥተኞች ሆነው አላህን ሊገዙት፤ ሰላትንም አስተካክለው ሊሰግዱ፤ ዘካም በትክክል ሊሰጡ እንጂ ያልታዘዙ ሲሆን ተለዩዋል:: የቀጥተኛይቱ ሃይማኖት ድንጋጌም ይህው ነው::

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝۵

6. ከመጽሐፍ ባለቤቶችና ከአጋሪዎች እነዚያ የካዱት በውስጡ ዘውታሪዎች በሚሆኑባት የገሀም እሳት ውስጥ ናቸው:: እነዚያ ከፍጥረቱ ሁሉ መጥፎዎቹ እነርሱ ናቸው::

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝۶

7. እነዚያ በትክክል አምነው በጎ ተግባራትንም የሰሩት እነዚያ ከፍጥረት ሁሉ በላጭ (ምርጦች) የሆኑት እነርሱ ናቸው::

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝۷

8. ምንዳቸውም በስድቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው ከጌታቸው ዘንድ የሚቸሯቸው የመኖሪያ ገንቶች ናቸው:: በውስጣቸው ለዘልዓለም ዘውታሪዎች ሲሆኑ ይገቡባቸዋል:: አላህ ከእነርሱ ስራቸውን ወደደላቸው:: እነርሱም ከእርሱ ምንዳውን ወደዱ:: ይህ እድል ጌታውን ለፈራ ሁሉ ነው::

جَزَاءُ وَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ ۝۸



ሱረቱ አል ዘልዘላህ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

- 1. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ምድር በኃይል መንቀጥቀጧን በተንቀጠቀች ጊዜ፤ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ①
- 2. ምድርም ሸክሞቿን ባወጣች ጊዜ፤ وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ②
- 3. ሰውም "ምን ሆነች?" ባለ ጊዜ፤ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③
- 4. በዚያ ቀን ወሬዎቿን ትናገራለች:: يَوْمَئِذٍ تُخَدِّثُ أَخْبَارَهَا ④
- 5. ንታህ ለእርሷ አሳውቋታልና፤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑤
- 6. በዚያ ቀን ሰዎች ሁሉ ስራዎቻቸውን እንዲያዩ ይደረጉ ዘንድ እንደየስራቸው የተበታተኑ ሆነው ከየመቃብራቸው ወደ መቆሚያው ስፍራ ይመለሳሉ:: يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لَّيُرَوُاْ أَعْمَلَهُمْ ⑥
- 7. የብናኝን ክብደት ያህል መልካም የሰራ ሰው ያገኘዋል:: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ⑦
- 8. የብናኝን ክብደት ያህል ክፋት የሰራ ሰውም ያገኘዋል:: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ⑧

ሱረቱ አል ዓዲያት

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

- 1. እያለክለኩ ሩዋጮች በሆኑ (ፈረሶች)፤ وَالْعَدِيدَاتِ صُبْحًا ①
- 2. ምድርን በሸሆናቸው እያጋጩ የእሳት ብልጭታን አውጪዎች በሆኑትም (ፈረሶች)፤ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ②
- 3. በማለዳ (በጧት) ወራሪዎች በሆኑትም ፈረሶች፤ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ③
- 4. በእርሱም አቧራን በቀሰቀሱት፤ فَأَنْزَلَ بِهِ نَقْعًا ④
- 5. በፈረሶቻቸው በኩል (የጣላት) ስብስብ መሀልን በተጋፈጡትም (ፈረሶች) እምላላሁ:: فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ⑤
- 6. የሰው ልጅ ለንታው ብርቱ ከሓዲ ነው:: إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ⑥
- 7. እርሱም በዚያ ክህደቱ ላይ መስከሪ ነው:: وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ⑦
- 8. እርሱም ገንዘብን በመውደድ ላይ በጣም ብርቱ ነው:: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ⑧
- 9. የሰው ልጅ በመቃብሮች ዉስጥ ያሉት ሙታን ሁሉ በተቀሰቀሱ ጊዜ ምን እንደሚከሰት አያውቅምን? * أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ⑨
- 10. በልቦች ውስጥ ያለውም ሁሉ በተገለጸ ጊዜ እንዴት እንደሚሆን አያውቅምን? وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ⑩
- 11. ንታቸው በዚያ ቀን በእነርሱ ነገር በእርግጥ ውስጠ አዋቂ ነው:: إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ⑪

ሱረቱ አል ቃሪዓት

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

- 1. ቆርቋሪይቱ (ጩኸት)፤ ﴿أَلْقَارِعَةُ﴾
- 2. ቆርቋሪይቱ (ጩኸት) ምንድን ናት! ﴿مَا أَلْقَارِعَةُ﴾
- 3. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ቆርቋሪይቱ ምን እንደሆነች ምን አሳውቀህ? ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا أَلْقَارِعَةُ﴾
- 4. ሰዎች እንደተበታተነ ቢራቢሮ (ኩብኩባ) የሚሆኑበት ቀን፤ ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾
- 5. ጋራዎችም እንደ ተነደፈ ሱፍ የሚሆኑበት (አስደንጋጭ ቀን) ናት። ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾
- 6. በዚያ ዕለት ያ ሚዛኖቹ የከበዱለት ሰውማ ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾
- 7. እርሱ ኑሮው በአሰደሳቿ ጀነት ውስጥ ይሆናል። ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾
- 8. ያ ሚዛኖቹ የቀለሉበት ሰው ደግሞ ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾
- 9. ምኖሪያው ሃዊያህ (የምትባል የገሀነም እሳት) ናት። ﴿فَأَمَّهُ هَآوِيَةٌ﴾
- 10. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እርሷ ምን እንደሆነች ምን አሳውቀህ? ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هَيْبَةٌ﴾
- 11. (እርሷ) በጣም ተኳሳ እሳት ናት። ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾

ሱረቱ አት ተካሱር

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

- 1. (በዚህች ዓለም ጸጋዎች) ብዛት መፎካከር (ጌታችሁን ከመገዛት) አዘናጋችሁ። ﴿أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾
- 2. መቃብሮችን እስከጎበኛችሁ ድረስ። (በዚሁ ላይ ቀጠላችሁ)። ﴿حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾
- 3. ከዚህ ተግባራችሁ ተከልከሉ (ታቀቡ)። ወደፊት (ውጤቱን) ታውቃላችሁ፤ ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾
- 4. ከዚያም ከዚህ ተግባራችሁ ተከልከሉ። ወደ ፊትም ታውቃላችሁ፤ ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾
- 5. በእውነቱ (የሚጠብቃችሁን) በእርግጠኝነት ብታውቁ ኖሮ (ይህን ያክል ባልተዘናጋችሁ ነበር)። ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْبَاقِينَ﴾
- 6. ገሀነምን በእርግጥ ታያላችሁ። ﴿لَتَرُونَ الْجَحِيمَ﴾
- 7. ከዚያም እርግጠኛን ማየት ታዩዋታላችሁ፤ ﴿ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيْنَ الْآيِينَ﴾
- 8. ከዚያም በድሎታችሁ ጉዳይ ሁሉ በዚያ ቀን ትጠየቃላችሁ። ﴿ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾

ሱረቱ አል ዓስር

በአለህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

- 1. በጊዜ እምላላሁ፤ وَالْعَصْرِ ①
- 2. ሰው ሁሉ በእርግጥ በኪሳራ ውስጥ ነው። إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ②
- 3. እነዚያ በአለህ በትክክል ያመኑትና መልካሞችን የሰፋ፤ በእውነትም ላይ አደራ የተባባሉ፤ በመታገስም ላይ አደራ የተባባሉ ብቻ ሲቀሩ። إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

ሱረቱ አል ሁመዛህ

በአለህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

- 1. ለሐሜተኛ፤ ለዘላፊ፤ (ለአሽሚጣጭ ሁሉ) ወደላት። وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ④
- 2. ለዚያ ገንዘብን የሰበሰበና የቆጣጠረው (ያደለበደም) ለሆነ ሁሉ። الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ⑤
- 3. ገንዘቡ በዚህች ዓለም ዘውታሪ እንደሚያደርገው ያስባል። يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ⑥
- 4. በጭራሽ፤ አውዳሚና የምትፈጭ በሆነችው እሳት ውስጥ በእርግጥ ይጣላል። كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ⑦
- 5. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የምትፈጭዎም ምን እንደሆነች ምን አሳወቀህ? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ⑧
- 6. የተቀጣጠለችው የአለህ እሳት ናት። نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ ⑨
- 7. ያቺ በልቦች ላይ እንኳን ሳይቀር የምትዘልቅ የሆነች። الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ⑩
- 8. እርሷ በእርግጥ በእነርሱ ላይ የተዘጋች ናት። إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ⑪
- 9. በተዘረጋች አዕማድ ውስጥ የተዘጋች ናት። فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ⑫

ሱረቱ አል ፊል

በአለህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

- 1. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) ጌታህ አለህ በዝሆኑ رَبُّكَ فَاعْلُ مَا أَصْحَابِ الْفِيلِ ①
- 2. ተንኮላቸውን በጥፋት ውስጥ ከንቱ አላደረገምን? أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ②
- 3. በእነርሱ ላይ መንጎች የሆኑን ወፎችንም ላከ። وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ③
- 4. ከተጠበሰ ጭቃ የሆነን ጠጠር የምትወረውርባቸውን የሆነችን (አእዋና) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ④
- 5. እና ቅጡሉ እንደ ተበላ አዝመራ አደረጋቸው فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ مَّاكُولٍ ⑤

ሱረቱ ቁረይሽ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. ቁረይሽን ለማለመድ (ባለ ዝሆኖቹን አጠፋ):: لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝
2. ዩክረምትንና የበጋን ወራት ጉዞዎች ሊያላምዳቸው ይህንን ሰራ፤ إِلَيْهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝
3. ስለዚህም የዚህን ቤት (የካዕባን) ጌታ ብቻ ያምልኩ:: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝
4. ያንን ከርታብ ያበላቸውን፤ ከፍርሃትም ማመኘት ማግኘት ይቻላቸውን (ጌታ ብቻ ያምልኩ):: الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَعَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝

ሱረቱ አል ማዑን

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) ያንን በምርመራው ቀን የሚያስተባብላውን ሰው አየህን? (አወከውን?) أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۝
2. ይህውም ያ የተምን በኃይል የሚገፈትረው፤ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝
3. ድሃን በማብላት ላይም የሚያነሳሳው ነው:: وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝
4. ወዮላቸው ለሰጋጆች፤ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝
5. ለእነዚያ እነርሱ ከስግደታቸው ዘንጊዎች ለሆኑት (ሰጋጆች)፤ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝
6. ለእነዚያ እነርሱ ይዩልኝ ባዮች ለሆኑት፤ الَّذِينَ هُمْ يُرْأَوْنَ ۝
7. የዕቃ ትውስጥንም ሰዎችን የሚከለክሉ ለሆኑት ሁሉ ወዮላቸው:: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

ሱረቱ አል ከውሰር

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉሁ)::

1. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ!) እኛ በጣም ብዙ በጎ ነገሮችን ሰጠንህ:: إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝
2. ስለዚህ ለጌታህ ብቻ ስገድ:: በስሙም ብቻ ሰፍ:: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝
3. የሚጠላህ ሁሉ እርሱ በእርግጥ ዘሩ የተቆረጠው ነው:: إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

ሱረቱ አል ካፊሩን

በአለህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

- 1. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) - (ለካሐዲያን እንዲህ) በላቸው፡- እናንተ ከካሐዲያን ሆይ! قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ①
- 2. ያንን የምትገዙትን (ጣዖት አሁን) አልገዛም። لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ②
- 3. እናንተም እኔ የምገዛውን (አምላክ አሁን) ተገዢዎች አይደላችሁም። وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ③
- 4. እኔም ያንን የተገዛችሁትን (ወደ ፊት) ተገዢ አይደለሁም። وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ④
- 5. እናንተም እኔ የምገዛውን (ወደ ፊት) ተገዢዎች አይደላችሁም። وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ⑤
- 6. እናንተ የራሳችሁ ሃይማኖት አላችሁ። እኔም የራሴ ሃይማኖት አላኝ -በላቸው። لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ⑥

ሱረቱ አን ነስር

በአለህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

- 1. (መልዕክተኞችን ሙሐመድ ሆይ!) የአለህ እርዳታና (የመከ) መከፈት በመጣ ጊዜ፤ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ①
- 2. ሰዎችም ቡድን ቡድን እየሆኑ ወደ አለህ ሃይማኖት ሲገቡ ባየህ ጊዜ፤ وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ②
- 3. ጌታህን ከማመስገን ጋር አጥራው። ምህረትንም ለምነው፤ እርሱ ጸጸትን በጣም ተቀባይ ነው። فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ لَ تَوَّابًا ③

ሱረቱ አል መሰድ

በአለህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

- 1. የአቡ ለሀብ ሁለት እጆች ከሰሩ፤ (ጠፋ)፤ እርሱም ጠፋ። تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ①
- 2. ገንዘቡም ያም ያፈራው ሁሉ ምንም አልጠቀመውም مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ②
- 3. የመንቀጠቀጠ ባለቤት የሆነችን እሳት በእርግጥ ይገባል። سَيَصِلُنَّ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③
- 4. ሚስቱም ትገባለች፤ እንጨት ተሸካሚዋ። وَأَمْرًا تُهْرَقُهُ حِمَالَةٌ أَخْطَبُ ④
- 5. በአንገቷ ላይ የጫረት ገመድ ያለባት ስትሆን ትገባለች። فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ⑤

ሱረቱ አል ኢ ቫላስ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

- 1. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ! እንዲህ) በል፡ -እርሱ ከአላህ አንድ ብቻ ነው። قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١
- 2. አላህ የሁሉ ነገር መጣጊያ ነው። اللَّهُ الصَّمَدُ ٢
- 3. አልወለደም፤ አልተወለደምም። لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ٣
- 4. ለእርሱም አንድም ብጤ የለውም። وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ٤

ሱረቱ አል ፈለቅ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

- 1. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ! እንዲህ) በል፡ - በተፈልቃቂው ጎህ (በአል-ፈለቅ) ጌታ እጠበቃለሁ፤- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ١
- 2. ከፈጠረው ፍጡር ሁሉ ክፋት። مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ٢
- 3. ከሌሊትም ክፋት በጨለመ ጊዜ፤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣
- 4. በቋጠሮዎች ላይ ተፈዎች ከሆኑት ደጋሚ ሴቶችም ክፋት፤ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ٤
- 5. ከምቀኛም ክፋት፤ በተመቀኝ ጊዜ (በአሏህ) - እጠበቃለሁ- በል። وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥

ሱረቱ አን ናስ

በአላህ ስም እጅግ በጣም ፍህፍህ በጣም አዛኝ በሆነው (እጅምራሉ)።

- 1. (መልዕክተኛችን ሙሐመድ ሆይ! እንዲህ) በል፡ -የሰዎች ሁሉ ፈጣሪ በሆነው ጌታ እጠበቃለሁ፤ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ١
- 2. የሰዎች ሁሉ ንጉስ በሆነው ጌታ፤ مَلِكِ النَّاسِ ٢
- 3. የሰዎች ሁሉ አምላክ በሆነው ጌታ፤ إِلَهِ النَّاسِ ٣
- 4. ከዚያ ብቅ እልም ባይ ከሆነው ጎጉዳች ክፋት፤ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ٤
- 5. ከዚያ በሰዎች ልቦች ውስጥ የሚጎተጉት ከሆነው፤ الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ٥
- 6. ከጂንም ይሁን ከሰው ሰይጣን ክፋት (እጠበቃለሁ)። مِنْ الْحِيَّةِ وَالنَّاسِ ٦

Translation Info:

#-----

Translation of the meanings of the Noble Qur'an

Language: Amharic

Translation ID: amharic_zain

Source: <https://quranenc.com>

URL: https://quranenc.com/en/browse/amharic_zain

Last update: 2024-06-11 13:36:18 (v1.0.1-excel.1)

Check for updates: https://quranenc.com/check/amharic_zain/v1.0.1-excel.1

PLEASE DON'T REMOVE THIS IMPORTANT INFORMATION!

#-----

መውጫ

ቁጥር	ሱራ ስም	ገጽ ቁጥር	ቁጥር	ሱራ ስም	ገጽ ቁጥር		ሱራ ስም	ገጽ ቁጥር
1	ሱረቱ አል-ፋቲሃ	1	39	ሱረቱ አዝ ዙሞር	438	77	ሱረቱ አል ሙርሰላት	575
2	ሱረቱ አል-ብቀራሀ	2	40	ሱረቱ ጋፊር	447	78	ሱረቱ አን ነበእ	578
3	ሱረቱ አሊ-ኢምራን	45	41	ሱረቱ ፉሲሊት	456	79	ሱረቱ አን ናዚራት	580
4	ሱረቱ አን-ኒሳዕ	70	42	ሱረቱ አሽ ሹራ	462	80	ሱረቱ ዐበሰ	582
5	ሱረቱ አል-ማኢዳሀ	95	43	ሱረቱ አዝ ዙኸሩፍ	468	81	ሱረቱ አት ቲን	584
6	ሱረቱ አል-አንዓም	114	44	ሱረቱ አድ ዱኸን	476	82	ሱረቱ አል ኢንፊጣር	585
7	ሱረቱ አል-አዕራፍ	136	45	ሱረቱ አል ጃሲያሀ	480	83	ሱረቱ አል ሙጣፊፊን	586
8	ሱረቱ አል-አንፋል	160	46	ሱረቱ አል አሀቃፍ	484	84	ሱረቱ አል ኢንሺቃቅ	588
9	ሱረቱ አት-ተውባሀ	169	47	ሱረቱ ሙሀሙድ	489	85	ሱረቱ አል ቡሩጅ	589
10	ሱረቱ ዩኑስ	187	48	ሱረቱ አል ፈትሀ	493	86	ሱረቱ አጥ ጣሪቅ	591
11	ሱረቱ ሁድ	200	49	ሱረቱ አል ሉጅራት	497	87	ሱረቱ አል አዕላ	592
12	ሱረቱ ዩሱፍ	214	50	ሱረቱ ቃፍ	499	88	ሱረቱ አል ጋሺያሀ	593
13	ሱረቱ አር-ሪዕድ	226	51	ሱረቱ አዝ ዛሪያት	503	89	ሱረቱ አል ፈጅር	594
14	ሱረቱ ኢብራኒም	232	52	ሱረቱ አጥ ጡር	507	90	ሱረቱ አል በለድ	596
15	ሱረቱ አል ሉጅር	238	53	ሱረቱ አን ነጅም	510	91	ሱረቱ አሽ ሸምስ	597
16	ሱረቱ አን-ነሕል	244	54	ሱረቱ አል ቀመር	513	92	ሱረቱ አል ለይል	598
17	ሱረቱ አል ኢስራዕ	258	55	ሱረቱ አር ረሕማን	517	93	ሱረቱ አድ ዱሓ	599
18	ሱረቱ አል ከሀፍ	270	56	ሱረቱ አል ዋዌዓሀ	521	94	ሱረቱ አሽ ሸርሀ	599
19	ሱረቱ መርዖም	281	57	ሱረቱ አል ሐዲድ	526	95	ሱረቱ አት ቲን	600
20	ሱረቱ ጣሃ	289	58	ሱረቱ አል ሙጃይላ	530	96	ሱረቱ አል ዐለቅ	600
21	ሱረቱ አል አንቢያ	299	59	ሱረቱ አል ሐሽር	534	97	ሱረቱ አል ቀድር	601
22	ሱረቱ አል ሐጅ	309	60	ሱረቱ አል ሙምተሂና	537	98	ሱረቱ አል-በይናሀ	602
23	ሱረቱ አል-ሙዕሚኑን	318	61	ሱረቱ አስ ሶፍ	539	99	ሱረቱ አል ዘልዘላሀ	603
24	ሱረቱ አልን ኑር	327	62	ሱረቱ አል ጃሙዓሀ	541	100	ሱረቱ አል ዓዲያት	603
25	ሱረቱ አል ፉርቃን	337	63	ሱረቱ አል ሙናፊቁን	542	101	ሱረቱ አል ቃሪዓሕ	604
26	ሱረቱ አሽ ሹዑራእ	344	64	ሱረቱ አት ተጋቡን	544	102	ሱረቱ አት ተካሱር	604
27	ሱረቱ አን ነምል	356	65	ሱረቱ አጥ ጠላቅ	546	103	ሱረቱ አል ዓስር	605
28	ሱረቱ አል ቀስስ	365	66	ሱረቱ አት ተሀሪም	548	104	ሱረቱ አል ሁሙዘሀ	605
29	ሱረቱ አል ዐንከቡት	374	67	ሱረቱ አል ሙልክ	550	105	ሱረቱ አል ፊል	605
30	ሱረቱ አር ፋም	382	68	ሱረቱ አል ቀላም	553	106	ሱረቱ ቁረይሽ	606
31	ሱረቱ አል ሉቅማን	388	69	ሱረቱ አል ጎቃሀ	556	107	ሱረቱ አል ማዑን	606
32	ሱረቱ አስ ስጅደሀ	392	70	ሱረቱ አል መዓሪጅ	559	108	ሱረቱ አል ከውሰር	606
33	ሱረቱ አል አሕዛብ	395	71	ሱረቱ ኑሀ	561	109	ሱረቱ አል ካፊሩን	607
34	ሱረቱ ሰበእ	404	72	ሱረቱ አል ጂን	563	110	ሱረቱ አን ነስር	607
35	ሱረቱ ፋጢር	411	73	ሱረቱ አል ሙዘሚል	566	111	ሱረቱ አል ሙሶድ	607
36	ሱረቱ ያሲን	416	74	ሱረቱ አል ሙደሲር	568	112	ሱረቱ አል ኢኸላስ	608
37	ሱረቱ አስ ሷፋት	423	75	ሱረቱ አል ቂያማሀ	571	113	ሱረቱ አል ፈለቅ	608
38	ሱረቱ ሲድ	432	76	ሱረቱ አል ኢንሳን	573	114	ሱረቱ አን ናስ	608



የታላቁ ቁርአን

መልዕክት ትርጉም

አፍሪካ ከካዳማ



موسوعة القرآن الكريم
QuranEnc.com



Am25 - s2

